

A M H A R I C

BASIC COURSE

Units 51 - 60

Reader

Glossary



SERGE OBOLENSKY

DEBEBOW ZELELIE

MULUGETA ANDUALEM

FOREIGN SERVICE INSTITUTE

WASHINGTON, D.C.

D E P A R T M E N T O F S T A T E

FOREIGN SERVICE INSTITUTE
BASIC COURSE SERIES

LLOYD B. SWIFT
Acting Editor

FOREWARD

The Tape Recordings to accompany this and the previous volume (Units 1-50) were recorded in the Language Laboratory of the Foreign Service Institute under the direction of Gabriel Cordova.

Grateful acknowledgement is made to James Bostain, of the FSI staff, who assisted with the checking of the English portions of the entire text.


Serge Obolensky

BASIC COURSE

TABLE OF CONTENTS

Foreward	ii
Unit 51	
Basic Sentences	503
Drills	504
Narrative	506
Unit 52	
Basic Sentences	508
Note 52.1 Verb /memulat/ used impersonally	510
Drills	510
Narrative	512
Unit 53	
Basic Sentences	514
Note 53.1 /b(e)-/ combined with postposition /reged/..	515
53.2 Replacement of /s/ by /š/ in the causative	
prefix /as-/	515
Drills	516
Narrative	518
Unit 54	
Basic Sentences	519
Note 54.1 Postposition /sir/	520
Drills	521
Narrative	522
Unit 55	
Basic Sentences	524
Structure Sentences (Postpositions)	525
Note 55.1 Postpositions	529
Drills	530
Narrative	532
Unit 56	
Basic Sentences	534
Note 56.1 Irregular Plural	535
Drills	537
Narrative	538

AMHARIC

Unit 57	
Basic Sentences	539
Drills	540
Narrative	542
Unit 58	
Basic Sentences	544
Drills	545
Narrative	546
Unit 59	
Basic Sentences	548
Drills	551
Narrative	552
Unit 60	
Basic Sentences - Part I	554
Part II	555
Note 60.1 /b(ə)-/ prefixed to Perfective and Time Counters	557
60.2 Verb Classification	559
Drills	572
Narrative	574
Introduction to the Amharic Writing System	576
The Reader	
Unit 1	584
Unit 2	585
Unit 3	587
Unit 4	591
Unit 5	595
Unit 6	603
Unit 7	609
Unit 8	615
Unit 9	625
Unit 10	632
Unit 11	640
Unit 12	646

BASIC COURSE

Unit 13	656
Unit 14	665
Unit 15	683
Unit 16	689
Unit 17	697
Unit 18	710
Unit 19	717
Unit 20	724
Unit 21	730
Unit 22	736
Unit 23	743
Unit 24	748
Unit 25	756
Unit 26	760
Unit 27	769
Unit 28	773
Unit 29	778
Unit 30	785
Unit 31	792
Unit 32	798
Unit 33	805
Unit 34	810
Unit 35	817
Unit 36	822
Unit 37	831
Unit 38	837
Unit 39	842
Unit 40	848
Unit 41	853
Unit 42	859
Unit 43	865

AMHARIC

Unit 44	870
Unit 45	875
Unit 46	881
Unit 47	887
Unit 48	892
Unit 49	899
Unit 50	905
Unit 51	911
Unit 52	916
Unit 53	922
Unit 54	928
Unit 55	933
Unit 56	939
Unit 57	944
Unit 58	949
Unit 59	954
Unit 60	961
Glossary	971

Unit 51

Basic Sentences

(Education)

(sile timihirt)

yohannis

Is there much difference between the Ethiopian and American [system of] education?

beityoPiya bamerika timihirt mekakkal bizu liyyunnet alle †

kebbede

Generally speaking ('when considered in general') the Ethiopian [system of] education resembles the American [system] in many respects ('things'). In some respects, however, it is different.

beTeKlallaw sittasseb, yeityoPiya timihirtinna yamerika timihirt bebizu neger yimmesasselal. honom bandand neger yileyayyal.

college

kolej

For example the education given at college level is very similar to that [given] in America.

lemissale bekolej dereja yemmisettew timihirt kamerika timihirt gar beTam yimmesasselal.

But the education given at elementary and secondary level is not similar to the American education.

bandeffna derejanna behuletteffna dereja yemmisettew timihirt gin, kamerika timihirt gar ayimmesasselim.

yohannis

How many grades are there in the elementary schools?

andeffna dereja timihirtbetoc sint kiflocc alluwaccew.

kebbede

There are eight grades ('the elementary schools are divided into eight grades').

andeffna dereja timihirtbetoc besimmint kifloc yikkeffellallu.

Since the course of each grade is designed for one year, eight years are required to complete the elementary education.

beyyandandu kifil yand amet timihirt silemmisette, andeffna dereja timihirtbetin lemeGerres simmint amet yasfelligal.

yohannis

the way of dividing
And what are the divisions of the
secondary schools?

akkefafaŋel
huletteŋña dereja timihirtbetociss
akkefafaŋelaccew indét new †

kebbede

The secondary schools are divided
into four grades, and a four
year course is given in all
schools of this kind.

huletteŋña dereja timihirtbetoc
barat kifloc yikkeffalallu.
indezzih ballut timihirtbetoc
hullu yaratt amet timihirt
yisseTTal.

As University and college education
resembles the American system
of education in many respects,
I can't tell you anything new on
that subject ('there is nothing
new for you').

bekolejinna beyuniversiti wist
yemmissetTew timihirt kamerika
timihirt gar bebizu neger
silemmimesassel lersıwo addis
neger aydellew.

Useful Words

medical, medicine

yehikkimınna timihirt immarallehu.

private, personal

yegill sira alleñ.

religious, ecclesiastical,
spiritual

menfesawi timihirt Tiru new.

mission

misiyon

scholarship

iskolaršıp

there is plenty

bewašington wist mekina moltowal.

average, medium

yohannis meTeneŋña sew new.

Questions and Answers

wedezzihi ager yemeTTah lemindin new.

letimihirt new.

yandefŋña dereja timihirt lememma new
weyiss yehuletteŋña dereja.

yellem, yekolej timihirt lememma
new.

yandefŋñanna yehuletteŋña dereja
timihirthin yet temark.

agere wist temirre Cerresku.

yamerika timihirtinna yeityoPiya
timihirt yimmesasselal †

awon, yeteKerarrebe new.

lemín yekolej timihirthin agerih wist alKettelhim.	iskolaršip silageffihu meTTahu inji, izziyaw liKoyyinna liKettil icil nebber.
lemehonu beTam bizu kolejocc alluwaccihu †	yellem, beTam bizu aydellum.
ahun izzih ager yét timihirtbet indemmethinna, mín aynet timihirt indemmittimmar tawKalleh †	yellem, alawKim.
timihirthin keCerrresk behwala beKettita wedagerih timmellesalleh †	yellem, leTikit gize awropan megobñet immeññallehu.
ketemellesk behwala mastemar tifelligalleh †	áwon, yemastemar sira beTam dess yileññal.
ikolej wist yemmiyastemiru bizu ityoPiyawiyaw astemariwocc allu †	beTam bizu aydellum. honom menorun allu.
ityoPiya wist yallew yehikkiminna kolej yét ketema new.	begonder ketema wist new.
addis abeba ketema wist bizu kolejocc allu †	yellem, Tikit naccew.
ante yetemarkibbet timihirtbet beši yemmiKKoTTeru temariwocc allut †	áwo, bizu ši temariwocc allut.
yetimihirtbetu direkter ityoPiyawi nebber.†	áwo, ityoPiyawi nebber.
beityoPiya timihirtbetoc wist wendinna set temariwocc abrew yimmarallu †	áwo, abrew yimmarallu.
timihirtbetoc bemulu yemengist naccew †	yellem, andand yegill timihirtbetoc allu.
yebete kristiyan timihirtbetoc kemenfesawi timihirt lela mín yastemirallu.	lela bizu aynet timihirt yastemirallu.
beityoPiya wist temariwoc letimihirtaccaw genzeb yikeflallu †	áwo, Tikit genzeb yikeflallu.
ityoPiya wist bizu yegill timihirtbetoc allu †	beTam bizu aydellum. yallutim timihirtbetoc yemmiggeññut itilillik ketemawoc wist new.

beityoPiya wísT beyyametu temaribetoc bémín wer yíjǰemmerallu.	indezzih ager bemeskerem wer wísT new.
ityoPiya wísT bizu yemisiyon temaribetoc allu †	áwo, moltewal.
bizu yerša tímihirtbetoc allu †	áwo, bizu naccew.
yastemari demoz beTam Tiru new †	yellem, beTam Tiru aydellew.
yeKedamawi hayle sillase yuniversiti yegill new, weyiss yemengist.	yemengist yuniversiti new.
yemmiggeffewiss yét ketema new.	addis abeba wísT new.
bizu temariwoc yiggeffubbetal †	meTeneffia naccew.

dirset

course

kurs

alserrahum bilo kade.

to deny

mekad

to be denied

mekkad

beityoPiya wísT liyyu liyyu tímihirtbetoc beyyebetaw tekeftew, bebizu ši yemmiKKoTTeru yeityoPiya weTTatoc yímmarubbaccewal. innezzihim tímihirtbetoc besost wanna kifloc yikkeffelallu. yemejemberiyaw kifil andeffia dereja tímihirtbetoc yíbbalallu. bennezzih tímihirtbetoc wísT yesimmint amet kors yisseTTal. behuletteffia dereja tímihirtbetoc gin yaratt amet tímihirt yisseTTal.

mannaccawim aynet keffiteffia tímihirt yemmisetteTew bekolejinna beyuniversity wísT silahone, lekeffiteffia tímihirt yetezegajjut temariwoc hullu wede university yihedallu. bekolej wísT yemmisetteTew tímihirt laratt amet new. bezzih gize wísT temariwoccu liyyu liyyu tímihirt yímmarallu. yekolej tímihirtaccawin siyakkenawwinu gimmašoccu sira yiyizallu. gimmašoccu gin lekeffiteffia tímihirt wede university yihedallu. baddis abeba ketema wísT yetekeffetew addisu university iyyetesfaffa sihed yetemariwoccu KuTir iyyebezza indemmihed yemmayikkad new.

TiyyaKewoc

beityoPiya wıst s'ınt temariwoc yiggeññallu.
beityoPiya wıst bızu tımihirtbetoc allu †
yeityoPiya tımihirtbetoc bes'ınt kifiloc yikkeffellallu.
yemejemmeriyaw kifil m'ın yıbbalal.
bandeñña dereja tımihirtbetoc wıst, yes'ınt amet kors yısseTTal.
keffiteñña tımihirt yét yiggeññal.
bekolej wıst m'ın aynet tımihirt yısseTTal.
yuniversiti wıst lemębat m'ın madreg yasfelligal.
yuniversiti wıst lemębat habtam mehon yasfelligal †
bamerika wıst s'ınt yuniversitiwoc yiggeññallu.

Unit 52

Basic Sentences

(Education - Cont.)

yohannis

What kind of courses are offered in the elementary and secondary schools?

bandeññanna behuletteñña dereja timihirtbetoc wist min aynet timihirt yisseTTal.

kəbbede

Generally speaking the same courses that are offered in your country (are offered here),

beTeKlallaw bersiwo ager yemmisetteTew timihirt izzihim yisseTTal.

geography

jografi

fine arts

sine Tibebe

art, craft

Tibebe

for example, geography, mathematics, history, fine arts, languages and religion (are offered in the elementary and secondary schools).

lemissale jografi, KuTir, tarik, sine Tibebe, KwanKwanna haymanot bandeññanna behuletteñña dereja timihirtbetoc wist yisseTTallu.

philosophy

filsifinna

political science

poletik

administration

astedader

science

sayins

And the colleges offer courses such as philosophy, economics, law, political science, administration, engineering, sciences, and medicine.

bekolej degmo inde filsifinna, higg, poletik, astedader, mehandisinnat, sayinsinna hikkiminna yemesasselut timihirtoc yisseTTallu.

yohannis

Do the students study these courses in English?

temariwoccu innezzihin timihirtoc yemnimmarut bengliziñña new ↑

kəbbede

They use both Amharic and English in the elementary and secondary schools.

bandeññanna behuletteñña dereja timihirtbetoc wist amariññaninna ingliziññan yiTTeKKemubbaccawal.

But in the colleges they use English and French.

bekolej wiſT gin ingliziññaninna ferensayiññan yiTTeKKemubbaccəwal.

yohannis

Does the government pay the educational expenses, or do the students themselves?

temariwoccun mengist iyyekəffələ new yemmiyastemiraccəw, weyiss rasaccəw iyyekəffəlú new.

kəbbədə

expenses

wəCi

The government used to pay all the educational expenses from the elementary to college level.

Kədmo kandəñña dereja timihirtbet iskekolej dıres mengist mannaccəwinım wəCi iyyekəffələ temariwoccun yastemir nəbber.

But now the government pays half of the expenses and the other half is paid by the students ('it has been made that the students should pay one half and the Government the other half').

ahun gin gimmaşun mengist, gimmaşun temariwoccu indikeflu tədərgowal.

yohannis

to assist, to help

maggez

Since education is getting more and more expensive, it would be very difficult for the students to pay for their education without the government's assistance.

timihirt beTam iyyeteweddədə bəməhedu, temariwoccun mengist kalaggezaccəw besteKer bərasaccəw iyyekəffəlu ləməmmar beTam yasceggiraccəwal.

kəbbədə

to be suspected, to be doubted

məTTerTer

there is no doubt about it

yemmayiTTereTTer new.

There is no doubt about this, and that is why the government grants scholarships to some students.

yih yemmayiTTereTTér new. siləzzih mengist landand temariwoc iskolarşip yişəTal.

Grammatical Notes

Note 52.1 Verb: The verb /memulat/ 'to fill' used impersonally, as in /moltowal/ 'there is plenty', /moltoññal/ 'I have plenty', etc.

bewašington wišT mekina moltowal. There are a lot of cars in
Washington.

áwo, moltewal. Yes, there are plenty.

The present perfect of the verb /memulat/ 'to fill' may be used impersonally in expressions (/moltowal/ and /moltewal/) equivalent to the English 'there is plenty,' 'there are plenty' as illustrated by the above examples. The same form used with verb suffix pronouns means 'I have plenty,' 'you have plenty,' etc.

Examples:

sewiyyew lijoc moltotal. The man has plenty of children.
kebtoc moltoññal. I have a large herd of cattle.

The paradigm of this form is:

moltoññal	'I have plenty'
moltahal	'you (m) have plenty'
moltošal	'you (I) have plenty'
moltotal	'he has plenty'
moltwatal	'she has plenty'
moltonal	'we have plenty'
moltowaccihawal	'you (pl.) have plenty'
moltowaccewal	'they have plenty'

Questions and Answers

izzih hakimbet wišT silehikkiminna yemmiyawKu sewocc allu †	áwo, moltewal.
balebetih yegill habt allat †	indetá, beteleyy amerika wišT moltwatal.
menfesawi timihirt lememma yemmfelligu sewocc allu †	áwo, moltewal.

imisiyon timihirtbet mastemar yemmifelligu astemariwocc izzih ketema wisT yiggeññallu †	áwon, moltewal.
yetimihirt minister bizu iskolaršip allew †	áwo, moltotal.
ibunnabetu wisT bizu sew alle †	áwo, moltowal.
yejografinna yetarik timihirt yetemaru ityoPiyawiyann allu †	áwo, moltewal.
isine Tibeb timihirtbet wisT poletikinna filsifinna yemmimmaru temariwoc moltewal †	yellem, innezzihin timihirtocc izzih timihirtbet wisT ayastemirum.
keityoPiya yeməTTu sewoc tawKalleh †	áwo, wašington wisT moltewal.
bemmimeTaw sammint bizu weCi tadergalleh †	weCi yemmadergibbet bizu mikniyat moltoññal.
bethin sittisera yemmiyaggizuh gwadeññocc alluh †	áwo, moltoññal.
bezzih ketema wisT kemminorut sewoc mekakkəl bepolis yemmiTTereTTeru allu †	áwo, moltewal.
zare keseat behwala min tadergalleh.	KeTero moltoññal.
innante mender Kebero moltowal †	Tint nebber injí, ahun andim ayiggeññim.
yemmiššeT fiyyel alleh †	áwo, moltoññal. •
abbatih bizu kebt allaccew †	áwo, moltowaccewal.
ityoPiya wisT bizu aynet kebt alle †	áwo, moltowal.
beketemaw aTegeb yemmittadden awre alle †	áwo, lesiga yemmihonu awrewoc moltewal.
innante TeKlay gizatoc wisT tilillik terarawoc yiggeññallu †	áwo, moltewal.
sinimabet maKwaKwam yemmifelligu sewoc tawKalleh †	sinimabet lemaKwaKwam yemmifelligu sewoc moltewal.
astemari mehon yemmifelligu sewoc allu †	áwo, bizu gulmasoc moltewal.
bezzih wer wisT wedaddis abeba yemmihedu sewoc allu †	áwo, iñña mesriyabet wisT moltewal.
kelijoccih mekakkəl hikkiminna memmar yemmifellig man new.	tilliku lijé new.

yetifñāw yemisiyon hospital
hakimocc allut.

poletik yemimmamaru bizu
ityoPiyaWiyan allu †

ityoPiyan hedaw yayyu bizu
amerikawiyan allu †

addisu yemisiyon hospital hakimoc
moltotal.

áwo, moltəwal.

áwo, bëyyeketemaw moltəwal.

dirset

program
priority

to recognize, to understand,
to realize

one third

The ministry of Education
and Fine Arts.

to hire, to give an appointment
borough
in regard to

astonishing, remarkable

to surprise, to thrill,
to astonish

progress
step

to surpass, to excell
growth
wealth

program
yih sira Keddəmtinnetin agiñtəwal.
timihirt asfəllagi mehonun
tegenezzəbe.
meggənzəb

siso habten seTTəhut.
yetimihirtinna sine Tibeb minister.

ato kebbədə aşker KeTTərə.
məKTər
betinnis̄ Kebele wisT inorallehu.
məsriyabetu besira reged
yetawwəKé new.
yetəmariw nigiggir asdennaKi
nəbber.
masdənnək

yeityoPiya irmijja asdennaKi new.
hulett irmijja indehede, təmellese.
bizu təmariwoc kabbatoccaccəw
liKəwal.
məlaK
yeityoPiya idget keff yalə new.
yeityoPiya bilSiginna berša new.

keityoPiya mēngist yəsira programoc hullu Keddəmtinnetin yeyazə, timihirt new. lager meššašal asfəllagi kəhonut nəgeroc andú, timihirt mehonun bemeqqenzəb yeityoPiya mēngist siso bajetun yemmiyaTəfaw betimihirt láy new.

kasra zeTeñ meto arba amete mihret jemmiro, yetimihirtinna sine Tibeb minister beityoPiya bemella timihirtbetoc beyyeketemaw bemesrat, yetimihirt messariya bemegezatinna astemariwoc bemeKTer bizu Tiret adrigowal. Kedmo andeffña dereja timihirtbetoc bicca betilillik ketemawoc bicca yigeffñu nebber. ahun gin betininniš ketemawoc, bemenderocinna beKebelewoc bebizu tesfaftew yigeffñallu.

bekeffiteffña timihirt reged yeityoPiya mengist asdennaKi irmijja adrigowal. Kedmo yenebberut kolejoc kemesfafataccewim belay bizu adaddis kolejoc beyyebotaw tekeftewal. keliiyyu liyyu kolejoc timihirtaccewin Cerrisew yeweTTu temariwoc beKuTir iyyebezdu hedewal. kezzihim belay betimihirtaccew beTam liKew lemmiggeffñut temariwoc iskolaršip iyyetesette lekeffiteffña timihirt wede wiCC ager bebizat yihedallu. yeityoPiya idgetinna bilSiginna yetemeserretew betemarut lijjocwa lay silohone, timihirt wedefit beTam iyyetesfaffa indemihed bizu tesfa yidderregal.

TiyyaKewoc

timihirt lemín yiTeKmal.

yeityoPiya siso bajet bemín lay yiTefal.

bizu timihirtbetoc beityoPiya wisT yigeffñallu †

timihirtbetoccu yét yigeffñallu.

bekeffiteffña timihirt reged yetefeSSemewin neger asredda.

temariwoc timihirtaccewin siCerrisu mín yadergallu.

temariwoc lemín wede wiCC ager yihedallu.

timihirt wedefit beityoPiya wisT lemín iyyetesfaffa yihedal.

iskolaršip yemmisetteTaccew temariwoc bizu naccw †

iskolaršip lemagneť mín madreg yafelligal.

Unit 53

Basic Sentences

yohannis

system

For a long time I've been anxious
to learn ('I had wanted to know')
about the system of the Ethiopian
Government.

Would you like to tell me [something
about it]?

aKwam

sile ityoPiya mengist aKwam
kebizu gize jemmiro lemawek
ifellig nebber.

fıKadıwo bihon linegruñ
yiweddallu †

kebbede

old, former, ancient

As Ethiopia has been ruled by kings
since ancient times, her system
of government is based upon
monarchy.

diro/duro

kediro jemmiro ityoPiya
yemmittiggəzzaw benigus
silehone, yemengistwa sine
sirat yetemeserretew benigus
lay new.

yohannis

to be called

Why are Ethiopian kings called
'Kings of kings'?

meTTerat

lemın yeityoPiya nigusoc niguse
negest teblew yıTTerrallu.

kebbede

to be administered

In the old times Ethiopia was
divided into many parts.

mettedader

beKedmo gize ityoPiya bebizu
kifloc tekefafla nebber.

Each part was administered by
a king.

iyandandu kifl benigus
yittedadder nebber.

emperor

aSe

Theodor

tewodros

Menelik

minilik

to unify

and madreğ

weak

dekkama

to conquer, to win,

maššənnəf

When powerful emperors like Theodor and Menelik rose to power and strove to unite Ethiopia, they conquered weaker kings and ruled over the country as kings of kings.	hayleñña nigusoc indaSe tewodrosinna indaSe minilik yallu tenestew, ityoPiyan and ləmadreg bəTarubbət gize, dəkkama nigusoccin aššennifew niguse nəgest tebiləw geztəwal.
--	--

Grammatical Notes

Note 53.1 The use of the preposition /b(ə)-/ in combination with the post-position /regəd/ 'in regard to', 'by', 'as far as...concerned.'

məsriyabetu besira regəd yetawwəKé new.	'The office is known by [the efficiency of it's] work.'
bəkəffiteñña timihirt regəd yeityoPiya mengist asdennaKi irmijja adrigowal.	'In regard to higher education the Ethiopian Government has made remarkable progress.'
Other examples:	
bəməlk regəd dəhná nēc.	'She's fine as far as her appearance is concerned.'
bətimihirt regəd ageru wedəhwalá new.	'With regard to education the country is backward.'
bezzih regəd altesmammanim.	'We did not agree in this respect.'

Note 53.2 Verb: Replacement of /s/ by /š/ in the causative prefix /as-/.

...dəkkama nəgusoccin aššennifew...	... 'having conquered the weaker kings'...
-------------------------------------	---

The causative prefix /as-/ may be /aš-/ with some verbs in /š-/, as in /aššennefe/ 'he won', /aššome/ 'he recommended for appointment', /aššete/ 'he caused to sell', etc.

Questions and Answers

beTebay reged Tiruneš indét nec.

siraw beprogramu meseret yemmisserra
yimeslihal †

sirawin yageffnew beKeddemtinnat new †
yeKesun nigiggir bemulu tegenezzebhew †
yemesriya betaccihu bajet bamet sint
new.

bemmimeTaw amet bizu serrateffnoc
tiKeTrallaccihu †

bennante Kebele babur Tabiya alle †

amerika mekina bemesrat beTam keff
yale irmijja adrigowal †

yaSe tewodros bilSiginna kaSe
minilik bilSiginna yibelt nebber †

yagerih yetimihirt idget ahun keff
yyale hedowal †

betimihirt reged ityoPiya
yaderregecciw irmijja beTam
asdennaKi meslo yittayyihal †

yennante Kebele astedadari sim man new.

yesayins timihirt beTam keff yalebbet
ager man new.

lijih sayins lememmar yifelligal †

lemehonu wedelela ager hedeh
yaderregutin irmijja temelkitehal †

bemin aynet timihirt dekkama
timeslihallec.

aSe minilik dekkama nigus nebberu †

beyyeweru yedemozhin siso leman
tiseTalleh.

yewer bajetihin beweru mejemmeriya
maweK ticilalleh †

beTam Tiru nec.

awo, yemmisserra yimesleffhal.

yellem, betimihirtu new.

awo, tegenezzebhut.

and meto ši birr new.

awo, hulett meto serrateffnoc
inKeTrallen.

yawtobus Tabiya inji, yebabur
Tabiya yellem.

awo, keff yale irmijja adrigowal.

man yawKal.

awo, beTam keff bilowal.

awo, beTam asdennaKi new.

ato yohannis yibbalal.

amerika new.

yellem, yesayins timihirt
beCirraš ayasdessitewim.

awo, temelkiccallehu.

besayins dekkama timesleffhallec.

yellem, beTam hayleffna nigus
nebberu.

lennate ilikillatallehu.

bizu gize awKewallehu.

aškerhın besínt KeTTerhew.	bassır bírr KeTTerhut.
• yetenaggerhew neger meTfo mehonun ahun tegenezzebhw †	áwo, tegenzibbewallehu.
letimihirtih yemihon genzeb lomagñet Tireh nebber †	áwo, beTam Tirre nebber.
yezzih ager yesayıns ırmıjja beTam asdenaKi aydellem †	áwo, beTam asdenaKı new.
besayıns reged kezzih ager yelaKe ager yalle yimeslihal †	ıne yemmawKew lela ager yellem.
yamerikanna yeityoPiya mengıst astedader and aynet yimeslihal †	yellem, yeteleyayyé new.
set besırawanna beTebaywa yemittiwedded yimeslihal †	mán yawKal.
kantenna keTiruneš mán aššennefe.	Tiruneš aššennefec.
duro ızzih ager norehal †	yellem, ahun yemejemmeriya gizeyé new.
duro yayyehewın ager degmeh mayet tıfelligalleh †	áwo, mayet ifelligallehu.
duro amarıñña tınnagger nebber †	áwo, diro innagger nebber.
diro yetemarhewın zare tastawwisewalleh †	yellem, alastawwisewım.
yedırowın yeityoPiyan ketema tawKalleh †	áwo, awKallehu.
yedırow sımıh mán nebber †	lemma nebber.
diro iketemaw wıst sinimabetoc nebboru †	áwo, bızu sinimabetoc nebboru.
diro beyyegizew sinima tay nebber †	áwo, beyyesammıntu ay nebber.
ızzih ager diro meTteh nebber †	áwo, belıjınnete meTıcce nebber.
yedırowın genzeb lewwetut †	áwo, addis genzeb awTıtewal.
yedırow aynet mekina ahun yıggeññal †	áwo, yıggeññal.
yedırow betih yeteserra kenCet nebber †	áwo, kenCet nebber.

dirset

under	meSihafu keTerePezaw <u>sir</u> new.
communications	<u>meggenañña</u> bamerika w1sT tesfaftowal
famous	napoliyon <u>simeTiru</u> sew nebber. girmawi janhoy beityoPiya lay <u>negsewal</u> .
to reign	menges
great	kebbede <u>tallaK</u> sew new.

bahunu zemen ityoPiya yemmittiggezzaw beniguse negest siltan sir new. and sew niguse negest malet min malet new bilo biTeyyik yemmimmellesillet mels indemmikkettelaw new.

niguse negest malet yenigusoc nigus malet new. beKedmo zemen ityoPiya bebizu kifloc tekefafla nebber. iyyandandu kifl rasun yecale ager nebber. kelelaw kifl gar yemmiyaggenaññew bizu neger alnebbere. mengedinna meggenañña silalnebbera, kandu kifl wedelelaw kifl mehed beTam asceggari nebber. bezzih mikniyat iyyandandu ager berasu nigus yittedadder nebber.

ityoPiyan and lemadreg bizu simeTiru nigusoc tenestew teleyayto yenebberewin ager and kaderregut behwala niguse negest teblew negsewal. indezzih yallut talallaK nigusoc sımaccaw beityoPiya tarik lay teSifo yiggeññal.

TiyyaKewoc

bahunu zemen ityoPiya yemmittiggezzaw indet new.

ityoPiyan yemmigeza man new.

niguse negest min malet new.

beKedmo zemen ityoPiya bebizu kifloc tekefafla nebber †

iyandandun kifil man yigezaw nebber.

kandu kifil wede lelaw kifil beKellalu mehed yiccal nebber †

yemengedinna yemeggenañña Tikim mindin new.

ityoPiyan and yaderrege man new.

agerin and madreg asceggari new †

amerikan and yaderrege man new.

Unit 54

Basic Sentences

yohannis

Constitution	higge mengist
Does Ethiopia have a Constitution?	ityoPiya higge mengist allat ↑

kebbede

Ethiopia adopted her Constitution in the year 1931 according to the European calendar.	indawroPa aKKoTaTer basra zeTeñ meto selasa and amete mihret ityoPiya higge mengist awTitallec.
This constitution was revised ('came out expanded again') in 1955.	yih higge mengist basra zeTeñ meto hamsa ammist amete mihret indegena tesfafto weTtawal.

yohannis

parliament	parlama
How many chambers is the Parliament divided into?	parlamaw besint kifloc yikkeffelal.

kebbede

The Ethiopian Parliament is divided into two chambers.	yeityoPiya parlama behulett kifloc yikkeffelal.
House of Representatives	yehigg memriya
The first chamber is called the House of Representatives,	yemejemmeriyaw kifl yehigg memriya yibbalal.
senate	yehigg mewesseffina
and the other chamber is called the Senate.	huletteffinaaw kifl degmo, yehigg mewesseffina yibbalal.

yohannis

vote, elections, choice	mircā
What kind of elections do you have ('how is the election of the Parliament')?	yeparlama mircā indét new.

	<u>kebbede</u>	
member		abal
county		awrajjja
district		wereda
The people elect the members of the House of Representatives from every province, county and district,		lehigg memriya yemmihonutin abaloc, hizbu keyyeTeKlay gizatu, keyyawrajjawinna, keyyeweredaw yimerTal.
nobleman		balabbat
to appoint		məšom
and the Emperor selects and appoints the senators from among the notables and nobles who are known for their deeds.		lehigg mewesseñña yemmihonutin abaloc degmo, niguse negestu besiraccew ketawweKut mekwanintoccinna balabbatoc mekakkəl merTo yišomal.
	<u>yohannis</u>	
to be elected		memmeret
How many years are the members [of the Parliament] elected for?		abaloccu lesint amet yimmerretallu.
	<u>kebbede</u>	
to be appointed		məššom
While the members of the House of Representatives are elected for four years, the senators are appointed for six years.		yehigg memriya abaloc laratt amet bicca simmerretu, yehigg mewesseñña abaloc lesiddist amet yiššomallu.

Grammatical Notes

Note 54.1 Postposition /sir/ 'under'

ityoPiya yemmittiggezzaw benuguse
negest silTan sir new.

'Ethiopia is ruled by ('under the
authority of') the emperor.

məSihafu keTerePezaw sir new.

'The book is under the table.'

The postposition /sir/ 'under' is used in combination with the prefix-preposition /k(ə)-/, /b(ə)-/ or /i-/ interchangeably. Thus 'The book is under the table' may be said /məSihafu keTerePezaw s^{ir} new/, /məSihafu beTerePezaw s^{ir} new/ and /məSihafu iTerePezaw s^{ir} new/.

Questions and Answers

yemeggenañña ministru mán naccew.	ato yohannis naccew.
yeTiruneš abbat simeTiru nebberu †	áwo, simeTiru nebberu.
bəityoPiya lay menges yemmicil indét yalle sew mehon allebbet.	abzaññawin gize yenigus lij mehon allebbet.
ityoPiya wist nigus sint amet menges yicilal.	yetewessene aydellem.
tallaK wendimmih yemmimmarew yét ager new.	amerika wist new.
kemeSihafu sir yenebberewin gazeTa mán wessedew.	ine wessijje, lalmaz seTTehuwat.
ato lemna yemmiseraw keman sir new.	kenigd ministru sir new.
yeityoPiya parlama yemmiggeñ beyetiññaw ketema wist new.	baddis abeba ketema wist new.
silagerih higge mengist yét temark.	itimhirt bet wist new.
behigg mewesseña kifil wist serteh tawKalleh †	yellem, sericce alawKim.
yeparlamaw abaloc izzih yimeTallu †	yellem aymeTum.
wendimmih yehigg mewesseñña abal naccew †	áwo, naccew.
yetiññaw wereda timihirtbet yemmiyasfelligew yimeslihal.	weredawoccu hullu timihirtbet yasfelligaccewal.
kageru balabbatoc andu agere geži indihon tešome †	áwo, andun šomut.
yennelemna bet yastemariwoc meggenañña new †	áwo, yastemariwoc hullu meggenañña new.
innante awrajja wist yallew tilliku wenz mán yibbalal.	abbáy yibbalal.
kehullaccihu tallaK mán new.	ato kebbedé new.
yeweredawin balabbat ayyehew †	yellem, alayyehutum.
temariwoc memreTinna wedamerika melak incilallen †	áwo, and assir temariwoc memreTinna melak ticilallaccihu.
lemna bante sir mesrat yifelligal †	yellem, ayfelligim.
amerikawiyaw yeprezident mirCa yemmiyadergut mecé new.	kand amet behwalá new.

yeweredaw geži yetemarew yét
ager new.

ingliz ager wíst new.

yeparlamaw abaloc bamet wíst
yereft gize allaccaw †

áwo, besene wer wíst yarfallu.

dirset

parliament
superiority, preponderance,
majority

zare yeityoPiyan mikirbet ayyehut.

astemariw betimihirtaccaw bilCa
yageññutın temariwoc
ameseggenaccaw.

assabhın ideggifallehu.

to support

medeggef

council of ministers

yeministroc mikirbet.

addiswa ityoPiya indawroPa aKkoTater basra zeTeñ meto selasa and amete mihret yemejemmeriyawın higge mengist aweTTac. yih higge mengist indegena tešasilo kehaya aratt amet behwala weTTa. addisu higge mengist yemengistun TeKlalla siranna yeparlamawın sılTan asfafto yigelSal.

inde leloccu ageroc hullu yeityoPiya parlama weyim mikirbet, hulett kifloc allut. yemejemmeriyaw kıl yehigg memriya sihon, huletteññaw degmo yehigg mewesseñña new. yehigg memriya abaloc yemmimmerreTut behızb dıms bılcá new. keyyeweredaw, keyyawrajjawınna keyyeTeKlay gızatu hızb yemerreTaccaw sewoc lehigg memriyaw kıl abaloc yihonallu. lehigg mewesseññaw kıl yemmimmerreTut abaloc behızbı aydellew. bızu gize bemengist sıra lay honew ageraccawın bemagelgel besıraccew ketawweKut sewoc mekakkel, nıguse negestu merTo abal indihonu yışomaccewal.

leparlamaw yemmimmerreTut abaloc hıgg bemawTatınna yehızbun TıKım bemedeggef sıraccewın yakkenawwınallu. abzaññawın gize hıgg yemmimeneCCew keparlamaw sayhon keminstroc mikirbet new. honom andand gize kehıgg memriyaw kıl hıgg limeneC yıcılal. yehıgg memriyaw abaloc yemmimmerreTut laratt amet sihon, yehıgg mewesseññaw abaloc gın lesıddıst amet new.

TiyyaKewoc

yemejəmmeriyaw higgemengist besínt amete mihret weTTa.

addisu higge mengist méc weTTa.

yaddisu higge mengist wanna alama mindín new.

yeityoPiya parlama sínt kiflocc allut.

simaccew man man yibbalal.

yehigg memriya abaloc yəmmimmerreTut indét new.

yehigg mewssəñña abaloc indét yimmerreTallu.

yehigg memriya abaloc lesínt amət yimmerreTallu.

yeparlamaw abaloc sira mindín new.

abzaññawın gize higg keyét yimeneCCal.

Unit 55

Basic Sentences

yohannis

emerging, the way of climbing	awwəTaT
law making	higg awwəTaT
How are laws made in Ethiopia?	yeityoPiya higg awwəTaT indét new.

kebbədə

First, laws are initiated in ('from') the House of Representatives.	mejəmməriya higg yəmmimeneCCew kehigg məmriyaw kifil new.
to determine, to decide	mewəssen
decision	wissane
The bill passed by the House is sent to the Senate to be discussed and decided upon ('so that they discuss it and make a decision upon it').	yehigg məmriyaw kifil yewəssenew higg wede higg mewəsseññaw kifil yillakinna, indinnegaggerubbetinna wissane indiseTu yidderregal.
to confirm, to approve, to ratify	maSnat
to discharge, to demote, to reject	məšar
When the final bill ('decision') is presented to the Emperor, he ('the Emperor') ratifies or rejects it.	yemeCerrešaw wissane leniguse negestu beKerrebe gize, niguse negestu wissanewin yaSenawal, weyim yiširewal.

yohannis

prince	məsfın
plural	məsafınt
Since the Emperor has absolute power, is he the one who appoints the notables and princes [to various high offices]?	niguse negestu keff yale siltan silallew, mannaccəwinim mekwanıntinna məsafınt yəmmimərT rasú new †

kebbede

[Yes,] the Emperor has the authority to select the ministers of the Imperial Ethiopian government and all other important officials.

yeityoPiya niguse negest
ministroccininna talallaK
balesilTanoccin hullu lememeT
silTan allew.

Structure Sentences

(Postpositions)

- | | |
|--|---|
| 1) He sat down by the child's side.
It's near the table.
There is a big tree near the house. | <u>keli</u> ju <u>aTegeb</u> teKemmeTe.
<u>beTere</u> Pezaw <u>aTegeb</u> new.
<u>ibetu</u> <u>aTegeb</u> talliK zaf alle. |
| 2) There is nothing on the box.
He sat down on the chair.
to hang, to be suspended
A lamp is hanging above my head. | <u>besa</u> Tinu <u>lay</u> minimm yellem.
<u>iwenberu</u> <u>lay</u> teKemmeTe.
tenTeleTTele-menTelTel-
yinTeleTTelal
<u>kerase</u> <u>belay</u> mebrat tenTelTilowal. |
| 3) People were sitting under the tree.
bridge
There is a river under the bridge.
to fall
He fell under the car. | <u>bezafu</u> <u>sir</u> sewoc teKemmiTewal.
dildiyy
<u>kedildiyyu</u> <u>sir</u> wenz alle.
mewdeK
<u>imekinaw</u> <u>sir</u> weddeKe. |
| 4) forest
below, underneath, under
The forest is below the mountain.
There is a road below the village.
The cows are grazing below the hill. | Cakka
tacc
Cakkaw <u>keteraraw</u> <u>tacc</u> new.
<u>imenderu</u> <u>tacc</u> menged alle.
<u>kegaraw</u> <u>betacc</u> lamoc
yileKaKKimallu. |
| 5) He lives in Ethiopia.
He stayed at the hotel. | <u>beityo</u> Piya <u>wisT</u> yinoral.
<u>ihotelu</u> <u>wisT</u> arrefe. |

- 6) He went outside the house. kəbetu wıCC hedə.
He stood at ('outside') the gate, ıbərru wıCC Komə.
- 7) I went up to the city of Addis ıskaddis abəba kətəma dıres hedku.
Ababa.
He took him up to the school. ıtemaribetu dıres wəssədew.
- 8) soldier wəttadder
I went with the soldier. kəwəttadderu gar hedku.
- 9) He is liked by ('among') his bastemariwoccu zənd yetəwəddədə
,teachers. new.
I'll take you to the students. ıtemariwoccu zənd iwəsdıhalləhu.
He lives with me (i.e. at my kəne zənd yınoral.
place).
- 10) It's at the tree. ızafu ga new.
He passed by their house. bənessu bet ga alləfə.
- 11) There is a river at the foot kəteraraw girge wenz alle.
of the mountain.
Trees grow below the hill. bəkorebtaw girge zaf bəklowal.
Put the suitcase by the table. saTınun ıTərəPezaw girge
asKəmmıTew.
- 12) ball kwas
at the head of rasge
There is a football ground up kətimihirtbetu rasge yəkwas meda
above the school. alle.
There is a lake up above the ıteraraw rasge hayıK alle.
mountain.
- 13) I stood in front of the teacher. bastemariw fit Komku.
There is a table in front of ılıju fit TərəPeza alle.
the boy.
He was received in audience by kəjanhoy fit Kərrəbə.
('in front of') His Majesty.
He came before the students. kətemariwoccu bəfit mətTa.

- 14) Children are playing behind
the car. kemekinaw hwala lijocc
y1CCawwetallu.
There are many flowers behind
the house. bebetu hwala bizu abebawocc allu.
A student sat behind the table. 1TerePezaw hwala and temari
teKemmeTe.
I'll go after five years. kammist amet behwala ihedallehu.
- 15) Students are playing in front
of the school. ketimihirtbetu fitlefit temariwoc
y1CCawwetallu.
Flowers grew in front of the house. bebetu fitlefit abeba beKKele.
There is a railroad station
in front of the hotel. ihotelu fitlefit babur Tabiya
alle.
- 16) There is a secret between
two of us. behulettaccin mekakkal misTir
alle.
There is a street between the
houses. 1betoccu mekakkal menged alle.
He is standing in ('among')
a crowd. kebizu sewoc mekakkal Komowal.
- 17) Trees grow at the side of
the house. kebetu gon zafoc beKlewal.
There is a chair by the table.
to burn (intr.) beTerePezaw gon wenber alle.
meKKaTel
The store near ('which is at
the side of') the hotel
burned down. ihotelu gon yallew suK teKaTTele.
side by side gonlegon
We sat side by side with the
students. ketemariwoccu gonlegon teKemmeTin.
- 18) near Tigg
There are trees near the house. kebetu Tigg zafocc allu.
There is a town near the
mountain. 1teraraw Tigg ketema alle.
baby hiSan
The baby is sleeping near the
wall. begidgidaw Tigg hiSanu tefffitowal.

- 19) The forest is around the town.
There is a fence around the house.
Cakkaw beketemaw zuriya new.
kebetu zuriya aTir alle.
- 20) Whenever we meet he tells me about his teacher.
betegenafiken KuTir silastemariw yinogrefal.
- 21) I didn't come because I was busy.
besira mikniyat salmeTa Kerrehu.
- 22) We can't go to the movies during the class hours.
betimihirt gize wedesinima lemehed ancilim.
- 23) I went to London in accordance with the instructions.
betizazu meseret wedelondon hedku.
- 24) She is known for her beauty ('as fas as beauty is concerned').
bemelk reged yetawweKec nec.
- 25) I couldn't go downtown because of the rain.
kezinabu yetenessa wedaddis ketema lemehed alcalcum.
- 26) The land situated to the east belongs to my father.
bemisraK bekkul yallew meret yabbate new.
- 27) He sat by the side of the river.
I built a house at the seashore.
Trees grow along the lake.
kewenzu dar teKemmeTe.
bebahiru dar and bet serrahu.
ihayiku dar zafoc beKlewal.
- 28) He is invited instead of his brother.
bewendimmu fanta issu tegabbeze.
- 29) to have trouble, difficulty, problem
We don't have any problem except for money.
mecerger
kegenzeb besteKer yecergeren neger yellem.
- 30) He was given a job in accordance with his education.
betimihirtu meTen sira teseTTew.

Grammatical Notes

Note 55.1 Postpositions.

The structure sentences illustrate the use of the most common postpositions used in combination with various prefix-prepositions.

The majority of these postpositions were discussed in previous units.

As can be seen from the above sentences most of the postpositions may be used in combination with two or three different prepositions interchangeably. The use of this or that preposition is usually determined by local preference. Following is a summing up of the most used postpositions together with the corresponding prefix-prepositions:

<u>Prefix-Preposition</u>	<u>Postposition</u>	<u>Meaning</u>
/k(ə)-/, /b(ə)-/ or /1-/	/aTəgəb/	near, close to, by, by the side of
/b(ə)-/ or /1-/	/lay/	on, over
/kə-/	/bəlay/	above, over
/b(ə)-/, /k(ə)-/ or /1-/	/sɪr/	under, beneath
/k(ə)-/ or /1-/	/tacc/	below
/k(ə)-/	/betacc/	below
/b(ə)-/ or /1-/	/wɪsT/	in, at, inside
/k(ə)-/ or /1-/	/wɪCC/	out, outside
/ɪsk(ə)-/ or /1-/	/dɪrəs/	up to, as far as, until
/k(ə)-/	/gar/	(together) with
/b(ə)-/	/zənd/	among, between
/1-/	/zənd/	to, at
/k(ə)-/	/zənd/	at, near
/1-/	/ga/	at, near
/b(ə)-/	/ga/	by
/k(ə)-/, /b(ə)-/ or /1-/	/gɪrge/	at the foot of, by, under, below
/k(ə)-/ or /1-/	/rasge/	up above, at the head of
/b(ə)-/, /k(ə)-/ or /1-/	/fit/	in front of, before, in the presence of
/k(ə)-/, /b(ə)-/ or /1-/	/fɪtlefit/	in front of

<u>Prefix-Preposition</u>	<u>Postposition</u>	<u>Meaning</u>
/k(ə)-/	/bəfit/	before
/k(ə)-/, /b(ə)-/ or /ɪ-/	/hwala	behind
/k(ə)-/	/bəhwala/	after
/b(ə)-/, /ɪ-/ or /k(ə)-/	/mekakkəl/	between, among
/k(ə)-/, /b(ə)-/ or /ɪ-/	/gon/	at the side, by the side, by, near
/k(ə)-/	/gonləgon/	side by side
/k(ə)-/, /ɪ-/ or /b(ə)-/	/Tigg/	next to, near by
/b(ə)-/ or /k(ə)-/	/zuriya/	around
/b(ə)-/	/KuTır/	whenever
/b(ə)-/	/mıknıyat/	due to, because of
/b(ə)-/	/gize/	during, at the time of
/b(ə)-/	/məseret/	in accordance with, according to
/b(ə)-/	/reged/	in regard to, as far as...concerned
/k(ə)-/	/yetənəssa/	due to, because of
/b(ə)-/	/bəkku/	in the direction of, to
/k(ə)-/, /b(ə)-/ or /ɪ-/	/dar/	by the side of, along
/b(ə)-/	/fanta/	instead of, in lieu of
/k(ə)-/	/bestəkər/	except
/b(ə)-/	/məTən/	in accordance with

Questions and Answers

mıkrı sıtıfəllıg yət tıhedalleh.	wədə šımagıllə ihedallehu.
TəKlay gızatoccu məlakteññoccaccəwın beyyesınt ametu yımerTallu.	beyyarattu amət new.
bədımS bılcə yetəmərreTut səwoc ləsınt amet yageleggılallu.	aratt amət new.
betecaleh məTən abbatınna nıathın mədeggef tıweddalleh †	áwo, beTam dəss yıleññal.
bemınıstroc mıkrırbet wıstT serteh tawKalleh †	yellem, serıccə alawKım.
janhoy kamerıka sımməlləsu məkwanıntunna məsafıntu təKəbbəluwaccəw †	áwo, bemulu wəTtəw təKəbbəluwaccəw.

yefirdun wissane lomesmat .wedefirdbet tihedalleh †	áwo, ihedallehu.
yebetun waga anci mewessen ticiyalleš †	yellem, alcilim.
imezgiyaw lay yetenTeleTTelew kot yemán new.	yewendimmé new.
yabbay wenz dilddiyy beTam tilliK new † kedildiyyu lay yeweddeKew sew yét yinor nebber.	áwo, tilliK new. addis ketema wisT nebber.
beCakkaw mekakkal wenz alle † wettadderoc kwas mecé yiCCawwetallu.	áwo, hulett tilillliK wenzocc allu. Kidame keseat behwala yiCCawwetallu.
Cakka bizu gize bamerika wisT yiKKaTTelal †	áwo, bizu gize yiKKaTTelal.
wedesiraš sittihej, hiSanun mán yiTebbiKewal.	ayate tiTebbiKewallec.
bebetacci hu zuriya aTir alle † kante aTegeb teKemmTo yenebberew sew mán nebber.	aTir yellem. bewinetu alewKewim.
ifoKu lay mettaTebiya bet alle †	áwo, hulett mettaTebiya betocc allu.
kewenzu belay yallew irša yemán new.	yaggoté new.
isaTinu wisT yallewin libs wessedhew † kebeté mengistu girge kwas meda alle † kalgaw betacc.mín alle. kemekinaw wisT weTto yét hede. kebetu wiCC hedew liCCawwetu yicilallu †	yellem, alwessedhutim. áwo, alle. minimm yellem. mıgıbbet gebba. áwo, yicilallu.
ıskitmeTu dıres liTebbiKaccıhu † betun kebotaw gar gezzahew † ınnatih zend yallewin mekina liwsedew † Tıwat ıñña ga tımeTallaccıhu † kalgaw girgenna ırasge mín alle. ıberru fıtlefit yallutın wenberoc anessahaccew †	áwo, TebbiKen. áwo, gezzahut. áwo, wisedew. áwo, beTıwat ınmeTallen. minimm yellem. áwo, anessahuwaccew.

kante fit təkemīTa meSihaf yanəbbebəc mán nat.	weyzero almáz nat.
keseat behwala wedesinimabet mehed tifellīgallaccihu †	yellem, anfellīgim.
kelemma befit mán meTto nebber.	mannim almeTTam.
bantenna belemma mekakkəl mín nəger alle.	minimm nəger yellem.
kebanku gon yallewín bet mán gezzaw.	weyzero Tirunəš gezzacciw.
bebete kristiyanu zuriya yallut betoc hullu yemengist naccəw †	yellem, yato tēsəmmá naccəw.
bəsimmínnetaccin məseret genzebun tiseTəññalleh †	áwo, iseTihallehu.
wéndimhín bayyehew gize mín nəggerhəw.	minimm alnəggerhutim.
bewenzu dar zafoc tekkəlaccihu †	áwo, tekkəlín.

dirset

the way of conducting	yesiraw <u>ammərar</u> beTam Tíru nəw. temariw tímihirtun <u>indikketattel</u> astemariw TeyyeKəw.
to persue, to follow	məkkətətəl
defense	lənəgere <u>məkkəlakeya</u> aKərballehu.
Prime Minister	TeKlay ministr.
laws	yageru <u>higgigat</u> Tíru nəw. abbatu lıjun <u>məkkere</u> .
to advise	məmker ləmmanna kebbədə silesiraccəw <u>temakkeru</u> .
to consult	məmmaker
chairman	lıKe mənber
to incline, to tend, to turn toward	kəlondon yılıK wede paris mehed <u>azenbiyyallehu</u> . mazenbel

connection, communication,
relationship

behulettaccin mekakkel yallew
giniññunnet iyyedekkeme hedowal.

yeityoPiya niguse negest mengist yeTintuninna yahunun yastedader hunate yizo yiggeññal. niguse negestu tallak siltan silallew, mannaccawinim yastedader kifl liyazz yicilal. yewiCC ager gudday ammerarin yemmikketattelinna yemmiwessin niguse negestu new. yageritun yemekkelakeya hayil beTeKlalla yemmiyazzinna indezzihum talallaK yemengist balessiltanoccin yemmišominna yemmišir niguse negestú new.

TeKlay ministrunna leloccu ministroc bandinnet yeministroc mikirbet abaloc naccaw. mannaccawim yager astedader higgigat yemmiweTaw, yeministroc mikirbet abaloc temakrew bewessenut wissané new. yeministroc mikirbet liKe menber niguse negestú new. bahunu gize yemengistu siltan keparlamaw yilik wede niguse negestunna wedeministroc mikirbet yazenebbilal.

TiyyaKewoc

yeityoPiya mengist astedader indét new.
yeniguse negestu siltan iskemin dires new.
yageritun yemekkelakeya hayl yemmiyaz man new.
silawicc guddayinna silager wist gudday yemmiwessin man new.
niguse negestu beministroc mikirbet wist likkemmet yicilal ↑
beministroc mikirbet wist yeniguse negestu siltan mindin new.
beniguse negestunna beministroc mekakkel yallewin giniññunnet asredda.
bamerika wist sint ministroc allu.
kehullum ministroc besiltan yemmibelT yetiññaw new.
silamerika mengist beseffiw gileS.

Unit 56

Basic Sentences

yohannis

Can you tell me ('explain to me')
[something] about the sphere of
authority of the ministers?

yeministroc siltan indet indehone
liyasredduñ yicilallu ↑

kəbbədə

Every minister conducts all the
affairs of the ministry to which
he is appointed.

iyandandu ministr betesəTTew
minister wísT yemmisserrawin
sira bemella yimeral.

to decree

mədəngəg

to be decreed

məddəngəg

responsibel

alafi

In addition to this, because he
is a member of the Cabinet, he
is responsible for all the
decrees and decisions taken
[by the cabinet].

kəzziyam belay ləministroc mıkırbet
abal siləhone, lətədənəggegəw
hıgginna lətəsəTTew wissane
hullu alafí new.

to extend, to increase
ability

masfat

cilota

He can promote or demote his
subordinates, as well as
restrict or extend their
authority.

kəbetaccu yallutin serrateññoc
ləməşomınna ləməşar, indəzzihum
siltanaccəwin ləməwessenınna
ləmasfat cilota alləw.

yohannis

Can you name me the most important
ministries?

wanna wanna ministeroccin linegruñ
yicilallu ↑

kəbbədə

pension

Tureta

transportation

mammələləša

protection

TıbbəKa

The main ministries are: The
Ministry of Foreign Affairs,
The Ministry of Interior,

wanna wanna ministeroc, yewıCC
gudday ministér, yager gizat
ministér, yefırd ministér,

The Ministry of Finance, The Ministry of Pen, The Ministry of Defense, The Ministry of Public Works, The Ministry of Commerce and Industry, The Ministry of Pension, The Ministry of Transportation and Communications, The Ministry of Post, Telegraph and Telephone, The Ministry of Agriculture, The Ministry of Public Health, and The Ministry of Education and Fine Arts.

yegenzeb ministér, yeSihifet ministér, yemekkelakeya ministér, yesira ministér, yenigdinna yeindustri ministér, yeTureta minister, yemammelalešanna yemeggenañña ministér, yeposta yetelegrafinna yetelefon ministér, yerša ministér, yehizb Tena TibbeKa ministér inna yetimihirtinna sine Tibeb ministér naccaw.

Grammatical Notes

Note 56.1 Noun: Irregular Plural

weyzazirtinna mekwanint Ciffera
mayet yiweddallu.

'Ladies and gentlemen like to
watch, popular dances'.

mekwanintinna mesafint yemmimerT
rasu new †

'Is he the one who appoints the
notables and aristocrats?'

The 'irregular' plural in /-yan/ was discussed in Note 3.6. The above examples illustrate the use of three other irregular plurals, i.e. /mekwanint/ (singular: /mekonnin/), /weyzazirt/ (singular: /weyzero/) and /mesafint/ (singular: /mesfin/). Still other 'irregular' plural forms have occurred in this Course, e.g. /werat/ 'months' (singular /wer/), /Kesawist/ 'priests' (singular /Kes/), /higgigat/ 'laws' (singular /higg/), etc. All these plural forms have been borrowed from Geez.

Some nouns may have both regular /-oc(c)/ and Geez plural forms. In some cases these forms may be used interchangeably, in other cases they have different meanings. In colloquial Amharic the Geez plural forms are often combined with the regular suffix /-oc(c)/ thus forming a kind of 'double' plural forms, e.g. /mekwanintoc/, /weyzazirtoc/, etc.

Following is a list of nouns which may have either regular plural forms in /-oc(c)/, or Geez plural forms, or double plurals:

<u>Regular Plural</u>		<u>Irregular Plural</u>	<u>Double Plural</u>
weroc	'months'	werat	weratoc
gizewoc	'times'	gizeyat	gizeyatoc
Kenoc	'days'	Kenat	Kenatoc
Kesoc	'priests'	Kesawist	Kesawistoc

	<u>Regular Plural</u>	<u>Irregular Plural</u>	<u>Double Plural</u>
nigusoc	'kings'	negestat	negestatoc
liKoc	'learned men'	liKawint	liKawintoc
weyzerowoc	'ladies'	weyzazirt	weyzazirtoc
šumoc	'chiefs'	šumamint	šumamintoc
higgoc	'laws'	higgigat	higgigatoc
mesfinoc	'princes'	mesafint	mesafintoc
mēSihafoc	'books'	mēSahift	mēSahiftoc
mengistoc	'governments'	mengistat	mengistatoc

The following words have different meanings according to the plural forms used:

<u>Singular</u>	<u>Regular Plural</u>	<u>Irregular Plural</u>	<u>Double Plural</u>
/mekonnin/ 'officer'	/mekonninoc/ 'officers'	/mekwanint/ or, 'gentleman' 'gentlemen'	/mekwanintoc/ 'gentlemen' 'dignitaries'
/wendim/ 'brother'	/wendimmoc/ 'brothers'	/wendimmamac/ 'brothers to each other' (2 persons)	/wendimmamaccoc/ 'brothers to each other' (more than 2 persons).
/ihit/ 'sister'	/ihitoc/ 'sisters'	/ihitimamac/ 'sister to each other' (2 persons)	/ihitimamamaccoc/ 'sisters to each other' (more than 2 persons)

Examples:

bizu yayyer hayl mekonninoc letimihirt wedamerika meTtu.	'Many Air Force officers came to America to study.'
yeityoPiya mekwanint(occ) awroPan gobefñfu.	'The Ethiopian dignitaries visited Europe'.
yekebbede wendimmoc jografi yaTenallu.	'Kebbede's brothers study geography'.
kebbedenna tesemma wendimmamac naccaw.	'Kebbede and Tesemma are brothers'.
Tiruneš, merinna almaz ihitimamamaccoc naccaw.	'Trunesh, Mary and Almaz are sisters'.

Questions and Answers

addis abeba benēbberubbet gize yayyerun hunate wēddēdūt †	áwo, wēdijjew nebber.
yəinglizinna yeityoPiya yemengist ammērar yimmēsassēlal †	bēTam ayimmēsassēlim.
yemēkkēlakeyaw ministrun tawKaccēwalleh †	yellēm, alawKaccēwim.
bagerih wist ministrocun yemmišominna yemmišir mán nēw.	niguse negestú nēw.
TēKlay ministru izzih ager mēTtew nebber †	yellēm, alayyehuwaccēwim.
yamerikan hizb yemengistun astēdader wēddotal †	áwo, bēTam wēddotal.
mín aynet tīmihirt lēmēmmar mēTTah. tīmihirthin yemitfēSSimew mecé nēw.	mēhandisinnét lēmēmmar mēTTahu. kammist amet behwalá nēw.
liKē menberu sīnt ametaccēw nēw.	and hamsa amet yihonaccēwal.
temariw kēmēhandisinnēt yilīK yepoletik tīmihirt lēmēmmar yazēnēbbele yimēslihal †	áwo, yimēsleññal.
yetīmihirtbetun higg yēdenēggegew mán nēw.	yetīmihirt ministr nēw.
yewīCC gudday minister alafi mán naccēw.	yewīCC gudday ministrú naccēw.
yēfird ministru dēhna sēw naccēw † yēministru yetīmihirt cīlota mindín nēw.	áwo, bēTam dēgg naccēw. ine alawKīm.
yeityoPiya niguse negest mēngist kēffiteñña firdbet allēw †	áwo, allēw.
yēgenzēb ministru indēmēTTu wēde betih tihēdalleh †	yellēm, izzihu amēšallehu.
yemēkkēlakeya minister yalēbbētīn bota tawKēwalleh †	áwo, awKallehu.
īTureta minister wist serteh tawKalleh †	áwo, sericcallehu.
yēhizb Tēna TibbēKa minister bīzu temariwoc wēdewīCC ager likowal †	áwo, likowal.

yegenzeb minister serrateññoc keff yale demoz yageññallu †	áwo, yageññallu.
addisu yetimihirtinna yesine Tibebe minister mesriyabet yét new.	keyuniversitiw bestejerba new.
yeposta yetelegrafinna yetelefon minister addis mesriyabet tesertolletal †	yellem, alteserralletim.

dirset

to be led, to be guided	ageru bemengist balessilTanoc <u>yimmerral.</u> memmerat
responsible, answerable, accountable	lesiraw <u>teTeyyaKi</u> yehonew yohannis new.

bahunu gize beityoPiya wist kaska aratt belay yemihonu liyyu liyyu ministeroc yiggeññallu. kennezzih ministeroc wanna wannawoccu yewiCC gudday ministér, yegenzeb ministér, yager gizat ministér, yersa ministér, yesira ministér, yenigd ministér, yetimihirtinna sine Tibebe ministerinna leloccim innezzihin yemesasselut naccaw.

lyyandandu minister beministr yimmerral. ministru beteseTTew minister wist lemmiserraw lemanifñaccawim neger alafi new. behigg beteseTTew silTan meseret kebetaccu yallutin šumamintoc yemmišominna yemmišir issú new. kezzihim belay silTanaccawin lemasfatinna lemewessen mulu cilota allew.

ministru leministroc mikirbet abal bemehonu, bessu silTan sir lemmittedadderew minister beTeKlalla teTeyyaki new. beyyegizew lemmiffesSemew sira wanna direkteru alafi new.

TiyyaKewoc

bahunu gize beityoPiya wist sint ministeroc yiggeññallu.
ammistu wanna wanna ministeroc inneman naccaw.
yenigd minister sira mindin new.
lyyandandun minister yemmimera man new.
yeminstru silTan mindin new.
yeministrun sira zerzir.
leministru yemesominna yemesar silTan man setTew.
ministroc hullu leministroc mikirbet abal mehon allebbaccaw †
yewanna direkteru sira mindin new.
irswo ahun beyetifñaw minister wist yiserallu.

Unit 57

Basic Sentences

yohannis

to be united

United States of America

As far as I know, in the United States each government Department is divided into many Sections.

Does the same situation exist in the Ethiopian Ministries?

Yes, all the ministries are divided into many sections.

to administer, to manage,
to direct

Because each department is managed by a director he ('the director') is responsible for all the work performed in his department.

obedient

deputy minister

However each director is responsible to the minister or his deputy.

turn; ordinary, common

in his turn

The ministers and the deputy ministers in their turn are responsible to the Emperor (also).

mettebabber

yetebabberew yamerika

mengist

betebabberew bamerika mengist
wist indemmawKew iyyandandu
yemengist mesriyabet bebizu
kifloc yikkeffelal.

yih hunate beityoPiya ministeroc
wist yiggeññal ↑

áwo, ministeroccu hullu bebizu
kifloc tekefaflawal.

tekiyahede-mekkiyahede-
yikkiyahedal

iyandandu kifl bedirekter
silemmikkiyahed, bekiflu
lemisserraw sira hullu
alafiw direkterú new.

tazzaž

mikittil ministr

honom mannaccawim direkter
leminstru weyim lemikittil
minstru tazzaž new.

tera

beteraw

minstroccinna mikittil minstroc
degmo beterraccaw leniguse
negestu tazzažoc naccaw.

yohannis

judge

Since the Emperor is the head of Ethiopia I suppose he is the one who selects and appoints the judges.

dañña

niguse negestu yeityoPiya TeKlay geži bəməhonu, daññoocin yəmmimərTinna yəmmišon issu yimesləññal.

kəbbəde

It's true the Emperor appoints the most important judges of the courts.

irgít new. kəffiteñña yefirdbet daññoocin yəmmišom niguse negestú new.

appointment

However it is the minister of Justice who selects the judges and presents them for appointment.

šumet

darugin daññoocin mərTo ləšumet yəmmyaKərbew yefird ministrú new.

After the minister of Justice has selected the judges and presented them to the Emperor, they get their appointments (according to that, appointments are given to the judges').

yefird ministru daññoocin mərTo leniguse negestu kaKərrebe behwala bezziyaw məseret šumet ledaññooccu yisseTTal.

Questions and Answers

yəsira minister bizu serrateññooc allew †

áwo, kand ší belay sayhonu ayKərum.

ityoPiya wist yenigd sıra Tiru yimeslihal †

áwo, Tírú new.

yenigdinna yendustri ministru mán naccəw.

alawKaccəwim.

yənnante məsriyabet alafí mán new.

ato təsəmmá new.

yətımihirt minister šumoc beTam degg səwoc naccəw †

áwo, beTam degg səwoc naccəw.

bammist meto birr sánt gize mettedader ticilallaccihu.

hulett wer yahıl mettedader incilallən.

baləm wist bewıCC ager mənğıstat yəmmittədadderu bizu agerocc allu †

áwo, bizu naccəw.

yeityoPiya melikteññoc honew yəmmihedut innəmán naccəw.

sımaccəwın alawKim.

yetiṁihirtinna sine Tibeḅ minister yemṁikkiyahedew beṁikittil ministr new †	áwon, beṁikittil ministír new.
lemma labbatinna lennatu tazzáž new †	áwo, tazzáž new.
kezzih ager yemṁihedutin šumoc hullu tiggenafñaccewalleh †	áwo, iggenafñaccewallehu.
bageru wıT yenıgd sıra iyyetəsfaffa yemṁihed yimeslihal †	áwo, iyyetəsfaffa hedowal.
temariwocun lemegobñet yemmimeTut mikittil ministr mán naccew.	ato yohannıs naccew.
ato lemma tera serrateñña new †	yellem, yemesriyabetu šum new.
yemmimeTut daññoc sınt naccew.	assir yihonallu.
šumet yemṁifelligut sewoc bızu naccew †	beTam bızu aydellum.
sınt tera wettaddérocc aytehal †	ammist tera wettadderocc ayiccallehu.
daññoccu ıfırdbet wıT naccew †	aydellum.
sılehıgg temıreh dañña mehon tıfelligalleh †	áwo, ıfelligallehu.
mikittil yefırd ministru abbatıh naccew †	áwo, abbaté naccew.
tera serrateññoc lešumoccu tazzáž naccew †	áwo, Kin tazzážoc naccew.
hızbu behıggı meşeret mettedader yıfelligal †	áwo, kehıgg wıCC yemṁıserutin sewoc ayweddim.
šumet yemṁifelligı sew yét meşrat yasfelligewal.	ımengist meşriyabet wıT meşrat yallebbet yimesleñal.
ante yemengist šum neh †	aydellehum.
daññoccu lenegeru wıssane seTTut †	yellem, gená naccew.
besıra minister wıT kemṁıserut sewoc mekakkel wedamerika yemṁihedut sınt naccew.	ammist sewoc yıhedallu.
yewello mekwanınt lemın meTTu.	janhoyın lemayét new.
serrateññoccu ahun tebabrewal †	yellem, altebabberum.
lehızbu melakteñña yemṁihonut sewoc yemṁimmerreTut keteraw hızb new †	áwo, kehullúm new.

dirset

proper, appropriate	ato lemna <u>tegebi</u> botawin yizowal.
carrying out, performance	yeguddayu <u>affeSaSem</u> bedenbu meseret new.
	<u>beTiniKKaKe</u> sirayen indisera <u>teKoTaTTereñ</u> .
care	TiniKKaKe
to supervise, to control	meKKoTaTer
inferior	yewendimme sira kene sira <u>anesteñña</u> new.
legal	<u>bedañfinnet</u> sira bizu gize sericcallehu. wendimme and mulu libs <u>šellemeñ</u> .
to give, to grant, to award, to decorate	mešellem
choice, selection	ato yohannis iKa <u>ammerareT</u> yawKal.

indemannaccawim ageroc yeityoPiya niguse negest mengist mesriyabetoc hullu beliyu liyyu kifloc yikkeffellallu. leyyandandu kifl alafi hono tegebiw sira indiffeSSem yemmiyadergew yekiflu šum new. beTeKlallaw yemesriyabetun yesira affeSaSem yemmiKKoTaTTerinna yemmiwessin ministru bemehonu, yekifl šumu mejemmeriya kebelayu lallut šumamintoc, bemeCerrešam leministru tazzaž new.

anesteñña yehonutin daññoc lemešominna lemešar siltan yeteseTTew yefird ministru new. keffiteñña daññoccin gin lemešominna lemešellem siltan yallew niguse negestu bicca new.

bemejemmeriya yefird ministru tegebiwoccun sewoc kemerreTe behwala leniguse negestu yaKerbal. befird ministr siltan yetemerretutin sewoc niguse negestu yišomal.

yedañfinnet sira beTam asceggari bemehonu, mirCaw beTiniKKaKe messerat allebbet.

TllyyaKewoc

yeityoPiya mesriyabetoc bebızu kifloc tekefflewal †
 iyyandandu kifil alafi allew †
 yekıflu alafi sıra mindin new.
 yekıflu řum lemán tazzář new.
 yemesriyabetun TeKlalla yesıra affeSaSem yemmiKKoTaTTer mán new.
 anesteñña daññoccin yemmiřomew mán new.
 keffiteñña daññoccin lemేశomınna lemేశellem yemmicıl mán new.
 yedaññoc ammerareT indét new.
 yedaññinnet sıra asceggari new †
 bamerika wıst keffiteñña daññoc indét indemimmerreTu asredda.

Unit 58

Basic Sentences

yohannis

What kind of courts are there
in Ethiopia?

beityoPiya wist min aynet firdbet
alle.

kebbede

The highest court [of the land]
is called the Imperial Supreme
Court of Ethiopia.

kəhullum keffiteñña yəhənew
firdbet yeityoPiya niguse
negest mengist TeKlay firdbet
yibbalal.

[and] there are many High Courts
under it.

kəbetaccu bizu keffiteñña
fird betocc allu.

Next to these there are courts
called 'Provincial Courts'.

kənezzihim KeTTilo yeTeKlay
gizat fird betoc yəmmibbalu
allu.

In every county, district and
borough there are courts
called county, district and
borough courts.

beyyawrajjaw, beyyewerədawinna
beyyeKəbelew, yawrajja firdbetoc,
yewerəda firdbetocinna yeKəbele
firdbetoc yəmmibbalu yiggeññallu.

The High Court can reverse the
decisions of the lower courts
or declare them void.

keffiteññaw firdbet kəbetaccu
yallutin yefird betoc fird
liširinna lideməssis yicilal.

yohannis

What is the basis of the
Ethiopian laws?

yeityoPiya higg yetemeserretew
bemín lay new.

kebbede

line

mesmer

The new Ethiopian code is based
on the French and German legal
system ('line').

addisu yeityoPiya higg
yetemeserretew beferensayinna
bejermen yehigg mesmer lay new.

Useful Words

passport	<u>yeyilef wereKet</u> ageññehu.
prisoner	<u>kesreññaw</u> .gar teneggere.
troop, armed force	yeityoPiya <u>serawit</u> beztowal.
police force	<u>yepolis serawit</u>
army	<u>yeTor serawit</u>
prison	<u>bewehribet</u> wisT isreñña yiggeññal.
just, correct	<u>tikikkileññaw</u> sirah tawKollihal.
lawyer	baddis abeba wisT bizu <u>TebeKawocc</u> awKallehu.
knowledge	<u>iwKet</u> lager siliTTane yiTeKmal.
experience	<u>belimd yetegeññe iwKet</u> .
prison	ato yohannis <u>isirbet</u> gebtawal.
argument, dispute	ato yohannis <u>kirikkir</u> yawKal.

Questions and Answers

yeyilef wereKetiwon lemagñet tegebiwin neger feSSimewal †	áwo, kand wer befit feSSimme nebber.
yésirawin affeSaSem ayyehew †	bizu sira silenebbereñ, alayyehutim.
beTiniKKaKe indineda neggerhew †	áwo, neggerhut.
isreññoccun yemmiKKoTaTter mán new.	kepolis serawit yemeTTa séw new.
yewehribetun alafi yemmišomew mán new.	yager gizat ministér new.
yefird minister serrateññoc demoz keleloc serrateññoc anesteñña yimeslihal †	yellem, anesteñña aymesleññim.
yekeffiteññawin firdbet dañña yemmišominna yemmišir mán new.	niguse negestú new.
daññinnetu tikikkileñña nebber †	áwo, tikikkileñña daññinnet nebber.
bedaññinnet sira sertehal †	yellem, alserrahum.
and sew ihigg timihirtbet gebto, higg sayimmar TebeKa lemehon yicilal †	áwo, belimd bageññew iwKetu TebeKa mehon yicilal.

ityoPiya wıst daññoc hullu behigg
 tımihirtbet wıst yetemaru naccw †
 addis abeba wıst bızu ısırbetocc
 allu †
 wedefırd bet hejje mamelket tegebi
 yıməslıhal †
 yemesriya betu alafi serrateññoccun
 bədenb yıKKoTaTTeraccəwal †
 yesəTTəh demoz anəsteñña nəbber †
 yedaññınnet sıra beTam yasdəssıtıhal †
 yetədəssəthəw lemındın new.
 yenıgdun sıra yemmiKKoTaTTerıllıh
 səw alle †
 wedefırdbet hedəh yejanhoyın fırd
 səmtəh tawKalləh †
 yeTəbəkoccın kırıkırıss səmtəh
 tawKalləh †
 bızu yeTor serawıt bagerıh wıst
 alle †

yelləm, abzaññoccu belımad bıcca
 yageññut ıwKet new.
 bəwnətu sınt ısırbetocc ındallu
 alawKim.
 áwo, beTam tegebi new.
 áwo, yıKKoTaTTeraccəwal.
 áwo, anəsteñña nəbber.
 áwo, yasdəssıtəññal.
 Təbəkawın sıləmmawKéw new.
 awon, wendıme yıKKoTaTTerıllıññal.
 áwo, bızu gize səmiccallehu.
 áwo, səmiccallehu.
 áwo, bızu yeTor serawıt bagerə
 wıst yıggeññal.

dirset

to be enforced, to be respected

mekkeber

əssabaccəw yıffallesal.to be in conflict, to be opposed,
to be incompatible

meffaless

to reconcile

masamat

aləm tefeTTerec.

to be created

meffeTer

to judge

daññaw sıletamməmə medañet alcalem.

daññe-medañet-yıdaññal

to punish

daññaw lebawın KeTTaw.

məKTat

minimm inkwan ityoPiya yemmittiggezzaw benigus bihon, mengistwa besost wanna kifloc tekeflowal. iyyandandu kifl yetewessene sira allew. parlamaw higg yaweTal. yastedader kifl yeweTTawin higg indikkēbber yadergal. befird reged yallewin mannaccewinim sira yefird ministerinna firdbetoc yiserallu.

ityoPiya TeKlay ministr allat. darugin yeTeKlay ministru silTan beTam yetewessene new. yeTeKlay ministru wanna sira beyyandandu yemengist mesriyabet wist meffales indaynorinna yastedaderum sine sirat bedenb indikkiyahed yemiyaderg new. kezzihim belay beparlamawinna beniguse negestu mekakkēl yemmidderregewin giniffunnet yemmiyasmamma TeKlay ministru new. behulett yemengist mesriyabetoc mekakkēl meffales yetefeTTere indehon, hulettun mesriyabetoc yemmidañ, yemmiKeTanna yemmiyasmamma TeKlay ministru new. TeKlay ministru leniguse negestu beKeTTita tazzaž new.

TlyyaKewoc

yeityoPiya mengist sint kifloc allut.
 yeyyandandu sira mindin new.
 parlamaw min aynet sira allew.
 yefird ministr wanna sira mindin new.
 ityoPiya TeKlay minstir allat †
 yeTeKlay minstiru silTan mindin new.
 yastedader denb yemmiyaweta man new.
 TaKlay minstirun yemmisom man new.
 TeKlay ministr bamerika mengist wist alle †
 keprezidantinna keTeKlay ministr man yibelTal.

Unit 59

Basic Sentences

yohannis

marriage

Does the marriage ceremony performed nowadays in Ethiopia differ from that of the old times?

gabicca

bahunu gize beityoPiya wist
yemmidderregew yegabicca
sinesirat keTintu gar
yimesassalal †

kebbede

It depends on the locality. The marriage ceremonies in big cities are quite different ('far') from the old customs.

indebotaw new. betilillik
ketemawoc wist yemmidderregew
yegabicca sinesirat keTintu
limad raKK yilal.

country, rural area

to be close to

But in the rural areas the performance of marriages does resemble the old customs.

balager

metTegat

bebalager wist gin yemmidderregew
yegabicca affeSaSem wede Tintu
limad yitTeggat.

yohannis

Could you tell me more about marriage?

silegabicca beseffi w liyasreddun
yicilallu †

kebbede

detailed account

[To describe] a traditional Ethiopian marriage would be a long story.

hateta

yeityoPiya yegabicca limad bizu
hateta allebbet.

But I can describe it to you in a general way

negergin wanna wannawin neger
ligelSilliwot icilallehu.

to be engaged

mettaCet

to become engaged to each other

metteCaCet

wedding

serg

banquet

diggis

First of all after the engaged couple and their parents have agreed upon the date of the marriage they [the parents] prepare the necessary banquet for the wedding.

mejemmeriya yegabiccaw Ken
beteCaCCut lijoccinna
bewelajoccaccaw mekakkal
ketewessene behwala, lesergu
yemmiyasfelligewin diggis
yazzegajjallu.

yohannis

Does a wedding banquet in Ethiopia require a lot of work?

beityoPiya wist yeserg diggis
bizu sira yiTeyyiKal †

kebbede

tiresome, exhausting

adkami

Indeed, a wedding in Ethiopia requires a lot of work ('very exhausting work').

beTam inji, serg beityoPiya wist
beTam adkami sira new.

to organize a banquet

medeggas

to be organized (banquet)

meddegas

Three or four months ahead of time the parents of the couple to be married begin to make preparations for the wedding party.

sost weyim aratt wer Kedem bilo
yelijoccu welajoc diggis
medeggas yijemmirallu.

a relative

zemed

In most instances, since the wedding celebration is an important event, it requires the assistance of both relatives and friends.

abzaññawin gize yeserg diggis
keff yale silahone,
yezemedininna yewedajin
irdata yiTeyyiKal.

yohannis

Do many people come on the wedding day?

besergu Ken bizu sew yimeTal †

kebbede

honor

kibr

elderly woman

arogit

According to the Ethiopian tradition, because of the importance attached to weddings, close and distant relatives, senior members of the community and some local citizens are invited to the celebration.

beityoPiya limad serg keff yale
kibr silallew, yeruKinna
yeKirb zemedoc, yager
šimagillewoccinna arogitoc,
indihum andand yeketema
newariwoc yiTTerrallu.

As a matter of fact very often relatives who have never seen each other before, meet at the wedding.

indiyawim bizu gize yalteyayyu zemedoc yemmiggenaffiut beserg Kén new.

yohannis

Where are the guests (who came to the party) entertained?

lesergu yemeTTut ingidoc yét yiggabbezallu.

kebbede

hall

addaraš

They are entertained in a big hall.

betillik addaraš wisT honew yiggabbezallu.

yohannis

singing

zefen

Is there a lot of singing and dancing on such a day?

bezziya Ken bizu zefeninna Ciffera alle †

kebbede

drum

kebero

to beat, to hit

mentat

to sing

mezfen

to dance (national or popular dances)

meCeffer

Men and women in their best dresses spend the day in dancing and singing and beating their drums.

setocinna wendoc Tiru Tiru libsaccawin lebsew, keberowaccawin iyyemettu sizefnunna siCeffiru yiwilallu.

yohannis

bride or groom

muširra

gift, present

siTota

Is it customary to give presents to the bride and groom?

lemuširrawoccu siTota mešTet yetelemmedé new †

kebbede

Yes, it is.

áwon, beTam yetelemmedé new.

Questions and Answers

mist magbat yemmitfellig kəkətəmə nəw, weyiss kəbalager.	kəbalager magbat ifelligallehu.
gabicca Tīru nəger ayməslihim †	áwon, gabicca beTam Tīru nəgér nəw.
yewendimmih sərg mecé nəw.	ahun beKīrb gize wist yihonal.
diggisun yemmidəggis mán nəw.	abbatınna innaté naccəw.
yageraccihun kibr keff ləmadrəg mín serraccihu.	yətəcalənın hullú mōkkern.
yəKīrb zəməd alləh †	áwo, yəKīrb zəmədōcc alluñ.
yəgabiccaw hunate indét nəbber.	beTam asdessac nəbber.
ləmmanna Tīrunəš bətəCaCCu bəsinətəññaw wér tēgabbu.	bamətaccəw tēgabbu.
sərgun ləmayət tihedalləh †	áwo, gize bəgəññ, ihedalləhu.
ibalager wist sint amet norehal	sost amet biccá nəw.
sint yemmihonu zəmədōcc alluh.	hulett biccá naccəw.
addaraşu wist yallut səwoc innəmán naccəw.	innato yohannis naccəw.
yamarifñña zefən mezfən ticilalləh †	áwo, icilalləhu.
kəberowın yemmimetaw mán nəw.	yene baləbet nat.
kəbero memtat tawKalləh †	yelləm, alawKım.
kənnante mekakkəl mezfən yemmifellig mán nəw.	ləmmá nəw.
ləmuşirrawınna ləmuşirrawa mín sətTəhaccəw.	gəna mínım alseTTəhuwaccəwım.
amarifñña məmmar adkamí nəw.	áwo, beTam adkamí nəw.
yewendimmih gabicca indét nəbber.	beTam Tīrú nəbber.
nəgeru yətəfallese yimeslihal †	áwo, beTam yətəfallese yimesləññal.
yemmithedibbet ager bismammah məKoyyət tifelligalləh †	áwo, iKoyalləhu.
diggis mədəggəs adkamí nəw †	áwo, beTam adkamí nəw.
məffəTerkin tiwəddewalləh †	áwo, iwəddewalləhu.
nəge wədəbalager məhed tifelligalləh †	áwo, ifelligalləhu.

ato yohannisín sánt bírr məkTat yasfelligal.	hamsa bírr məkTat yasfelligal.
yeyiləf wərəKethín lemán seTTəhew. isreññoccun ayyehaccew †	lepolisu seTTəhut. áwo, ayyehuwaccew.
bízu sewocc isírbet gebbu † addis wehníbet teserra †	yelləm, aḵgebbum. áwo, teserra.
ato kəbbedenínna ato lemman asmammahaccew †	áwo, asmammahuwaccew.
innato lemman mán daññaccew. kehulettaccíhu mán təkəTTa.	polisu daññaccew. ato tēsemma təkəTTa.
yeTeyyeKaccíhutín yeyiləf wərəKet ageññaccíhu †	áwo, ageññen.
isreññoccu tələKKəKu † sánt Təbəkawoc gezzah.	áwo, tələKKəKu. hulett Təbəkawoc gezzahu.
yeTíyyaKewín mels tawKewalləh † Təbəkaw sílə negeru beTam yawKal †	yelləm, alawKəwím. áwo, yawKal.
and sew belímd bageññew íwKetú Təbəká lemehon yícílal †	áwo, yícílal.
addisu isírbet yeteserra yét new. isreññoccun leməTeyyeK wedesírbet anníhedím †	kekətemaw beTam raKK bíló new. íšši, inníhid.
ífírbet wísT yenəbberew kıríkír mín nəbber.	mín índənəbber alawKím.
kefírbetu yetegeññew mels tíkíkíleñña new †	áwo, tíkíkíleñña new.

dirset

organization	yamerikan mengíst <u>diríjjet</u> beTam tíllík new.
U. N. O.	yetebaberut mengístat diríjjet.
spectator, on looker, observer	leCəwataw <u>temelkac</u> índíhonu gabbeznaccew.

serg beityoPiya wísT beTam keff yalə beal bəməhonu, tíllík diríjjet
yíTeyyíKal. yesergu díggís keməjjemeru befit yesergu Kən yíwwessenal. sergu
yemmiddeggesew abzaññawín gize belíjítwanna belíju wəlaǰoc bet new. behotel
wísT serg medegges beityoPiya yeteləmmədə neger aydelləm.

kesergu Ken hulett weyim sost wer Kedem bilo yeKirbinna yeruK zemedoc hullu sile gabiccawinna sile sergu silemmineggeraccew, yemmicilutin irdata lemadreg yimokkirallu. serg hulgize adkaminna bizu zigijjatin yemmiTeyyiK bemehonu, yezemed irdata beTam tefellagi new.

beityoPiya wisT yemmiderregew serg kebota bota yilleyayyal. betilillik ketemawoc wisT yemmiderregew serg beTam tillik aydellew. mikniyatun yeketema nuro beTam widd silehonenna bizu weCi silemmiTeeyyiK, tillik diggis lemedegges asceggari new. bebalager wisT yemmiderregew diggis gin abzaññawin gize beTam tillik new. beteleyy habtam yehonu welaJoc lelijocaccew yemmiyadergut diggis keff yale new.

bebalager wisT yemmiffeSSemew gabicca keTintu limad gar yetemesassele silehone yegabiccaw sine siratinna diggis letemelkac beTam asdessac new.

TiyyaKewoc

serg malet min malet new.

serg beityoPiya wisT keff yale diggis new †

serg yemmideggesew yet new.

behotel wisT serg medegges yetelemmede new †

kesergu Ken befit yemmihonewin neger asredda.

serg lemin bizu zigijjit yiTeeyyiKal.

serg lemedegges yezemed irdata yafelligal †

bebalager sergina beketema serg mekakkal yallewin liyyunnet asredda.

habtam welaJoc lelijocaccew yemmiyadergut yeserg diggis min aynet new.

beityoPiyanna bamerika wisT yemmiderregewin yegabicca liyyunnet gileS.

Unit 60

Basic Sentences

Part I

consul

Konsil

asmara

asməra

When Mr. Jones, the American Consul, arrived in Asmara he went to see the governor at his office ('to the provincial government's office').

ato yohannis yamerikan Konsil hono asməra wıst indederrese, agere gežiwin ləmeggənaññet wəde ager gızat məsriyabet hede.

yohannis

Is this the office of the Provincial government?

yih yager gızat məsriya bet new †

person responsible for carrying out certain functions

asfəSSami

gudday asfəSSami

Yes, this is the office of the Provincial government.

áwo, yih yager gızat məsriyabet new.

What can I do for you, sir?

mín ladirgillıwo getaye †

yohannis

Consulate

Konsilınnet

My name is Jones. I'm the representative ('I am sent') of the U.S. Government to serve as consul in Asmara.

sime yohannis yıbbalal. basməra wıst beKonsilınnet sıra indagələggıl kamerikan mənğist yetelakıhu nəñ.

(As) I'd like to pay my respects to the governor, would you tell me how this could be arranged?

kagere gežiw gar ləmeggənaññet silemmifellig, mín madrəg indemmiggebbañ linegruñ yicılallu †

gudday asfəSSami

Would you like to wait ('stay') here for a moment until I ask His Excellency (and let you know)?

kıburınnetaccəwın TeyyıkKe iskastawwıkiwo dirəs fəKadıwo bihon ızzih gebtew liKoyyu yıwəddallu †

yohannis

Thank you.

aməseggınallehu.

gudday asfeSSami

The governor is very pleased
to hear that you have arrived.

agere gežiw memTatiwon bemesmat
beTam tedessitewal.

He has set the time for seeing you
at ten o'clock tomorrow.

nege baratt seat meTtew,
indiyanneaggiruwaccew
KeTero seTtewotal.

Part II

Next Day - bemagistu

agere geži

How do you do, Mr. Jones. I was
so pleased to hear ('when I
heard') that you arrived
yesterday. How do you like
the country?

indemin allu ato yohannis ↑
tinant memTatiwon sisema
beTam tedessethu. ageru
tesmammawot ↑

yohannis

How do you do. I am happy to
meet your Excellency.

indemin allu. kiburinetiwon
bemeggenafete beTam dess
yileffal.

agere geži

Please be seated. How long has
it been since you arrived in
Ethiopia?

ibakkiwo yiKKemeTu, ityoPiya
kederresu sint Ken honewo.

yohannis

It's been two weeks since I
arrived in Ethiopia.

ityoPiya kederreshu hulett
sammint yahil honoffal.

to spend several days,
to spend the rainy season

mekrem

However, since I had certain
business to be taken care of
at the American Embassy I
stayed several days in Addis
Ababa.

darugin bamerikan embasi wisT
TiKit yemmakkenawwinaccew
guddayoc silenebberufi addis
abeba kerremhu.

agere geži

When did you arrive in Asmara?

asmara ketema mec derresu.

yohannis
 I came to Asmara by car yesterday. asmera tinant bemekina derreshu.

agere gəži
 Did you have time to visit some cities on your way here?
 bemengediwo lay yemmiggeññutin
 ketemawoc lemegobñet gize
 ageññu †

yohannis
 Since my coming here was urgent, I didn't have time to see the cities I'd like to visit.
 ammeTate becikkola silenebber,
 lemegobñet yefelleghuwaccəwin
 ketemawoc lemayet gize
 alageññehum.

agere gəži
 If you stay in Ethiopia for some time you may have a chance to see them.
 minalbat bizu gize beityoPiya
 wıst yıKoyyu indehon, wedefit
 gize siyageññu lemegobñet
 yıcılallu.

yohannis
 historical tarikawi
 several ayyale
 I have read in books that there are several historical cities in Ethiopia.
 tarikawi yehonu ayyale ketemawoc
 beityoPiya wıst meggeññetaccəwin
 bemeSihaf wıst anbıbbeyallehu.
 chance, opportunity iddıl
 Now that I've had the chance to come to Ethiopia I hope to see some of those cities.
 ahun wede ityoPiya leməmTat iddıl
 bemagñete andandoccun ketemawoc
 lemegobñet tesfa adergallehu.

agere gəži
 Now, were you able to find a suitable house and furniture?
 legizew yemmiyasfelliguwotın
 betınna yebet ikawoc lemagnñet
 calu †

yohannis
 Thank you very much for your consideration. I got every thing I wanted.
 sılassebullıñ beTam
 amesegginallehu.
 yemmiyasfelliguññın negeroc
 hullu lemagnñet ciyyallehu.

agere geži

<p>If by any chance there is something that we can do for you in the future, we'd like you to let us know.</p>	<p>minalbat wedefit linredawo yemmincilew neger indalle, indiyastawwıKun inweddallen.</p>
--	---

yohannis

<p>to encounter, to come across, to fit to fight</p> <p>Thank you very much for your kindness. I'll let you know about any problem that I may come across.</p>	<p>megTəm</p> <p>Torınnet megTəm</p> <p>siledeggınnetiwo beTam amesəggıniwotallehu. yemmigeTmeffın cıggır hullu astawwıKıwotallehu.</p>
--	---

Useful Words

<p>clearly</p> <p>clear open</p> <p>convertible</p> <p>to strengthen</p> <p>enthusiasm</p> <p>spirit</p> <p>diplomatic, diplomate</p> <p>to have (it) built, to cause to build, to have repaired</p>	<p>werewın <u>begıS</u> neggerhut.</p> <p>gıS</p> <p>gıS mekina</p> <p>wedajınnetaccewın <u>aTenekkerut</u>.</p> <p>maTenker</p> <p>kəbbede <u>yəgale menfes</u> allow.</p> <p>menfes</p> <p>bediplomatik sira yetawweKé new. beten <u>asserrallehu</u>.</p> <p>masserrrat</p>
--	--

Grammatical Notes

Note 60.1 The affix /b(e)-/ prefixed to the verb in the Perfective form and to the time counters: week, month, year.

<p>ləmmanna Tirunəš betəCaCCu besınteffıaw wer tegabbu.</p> <p>bametaccəw tegabbu.</p>	<p>How many months after their engagement did Lemma and Trunesh marry?</p> <p>They married a year later.</p>
--	--

When the affix /b(e)-/ is prefixed both to the Perfective form of the verb and to the time counter (week, month, year), and a noun suffix pronoun is affixed to the counter, the resulting construction corresponds in meaning to English subordinate clauses of time in sentences such as: 'so many weeks (months or years) after I (he, she, you, etc.) did so-and-so, I (he, she, you, etc.) did (or: will do) so-and-so.

This construction is illustrated by the following examples:

- | | |
|---|---|
| 1. izzih bemeTTahu bewere tammemhu. | I became ill a month after I came here. |
| 2. izzih bemeTTahu besost were tammemhu. | I became ill three months after I came here. |
| 3. izzih bemeTTah beweru tammemhu. | I became ill a month after <u>you</u> came here. |
| 4. Izzih bemeTTah besosteffaw wer tammemhu. | I became ill three months after <u>you</u> came here. |

These examples show that when the actor of the main and subordinate clauses is the same (sentences 1 and 2), the corresponding noun suffix pronoun is affixed to the time counter. When the subjects of the two clauses are different (sentences 3 and 4) only the definite suffix is affixed to the time counter or its modifier (ordinal number or the question word /sinteffa/ 'how manyleth'). It should be noted, however, that whenever the emphasis is on the time element, the definite suffix is affixed to the time counters, not the noun suffix pronoun. Thus the sentences 1 and 2 can be said:

- | | |
|--|--|
| 1. izzih bemeTTahu beweru tammemhu. | A month after I came here I became ill. |
| 2. izzih bemeTTahu besosteffaw wer tammemhu. | Three months after I came here I became ill. |

Other time counters such as /seat/ 'hour', /Ken/ 'day', /magist/ 'next day', etc. are used in these constructions, but only with the definite suffix, never with the noun suffix pronouns.

Examples:

- | | |
|---|---|
| bemeTTa bmagistu tammeme. | 'He became ill the next day after he had arrived'. |
| bemeTTan behuleteffaw seat misaccinin bellan. | 'We had our dinner two hours after we had arrived'. |
| bemeTTa behuleteffaw Ken ayyehut. | 'I saw him the (next) day after he arrived.' |

Note 60.2 Verb. Classification.

A complete classification of Amharic verbs is beyond the scope of this course. The following charts illustrate the types of verbs that have occurred in units 1-60. Two additional verb forms have been added:

Frequentative Causative in /a-/ and Frequentative Causative in /as-/
e.g. /aləbabbese/ 'to dress someone' and /asləbabbese/ 'to cause to dress'.

The verbs are given in their three basic forms only, i.e. Infinitive, Perfective and Imperfective.

Without being complete, however, these charts take care of the majority of the most frequently used types of Amharic verbs.

The charts include the following types of verbs:

Group I - Three-Radical Verbs.

- | | | |
|----------------------------------|--|---------------------|
| 1) Regular Three-Radical Verbs - | <u>l</u> e <u>22</u> e <u>3</u> e | /fellege/ |
| | Type 'A' m <u>e</u> l <u>2</u> e <u>3</u> | /menger/ |
| | Type 'B' m <u>e</u> l <u>e22</u> e <u>3</u> | /mefelleg/ |
| 2) Three-Radical Verbs in /-o-/ | <u>l</u> o <u>22</u> e <u>3</u> e | /KotTere/ |
| | Type 'A' m <u>e</u> l <u>u</u> 2 <u>e3</u> | /meKuTer/ |
| | Type 'B' m <u>e</u> l <u>o22</u> e <u>3</u> | /meKoššes/ |
| 3) Three-Radical Verbs in /-o-/ | <u>l</u> e <u>22</u> o <u>3</u> e | /cakkole/ |
| | One Type m <u>e</u> l <u>e22</u> o <u>3</u> | /mecakkol/ |
| 4) Three-Radical Verbs in /-a-/ | <u>l</u> a <u>22</u> e <u>3</u> e | /gabbeze/ |
| | One Type m <u>e</u> l <u>a</u> 2 <u>e3</u> | /megabez/ |
| 5) Three-Radical Verbs in /-a-/ | <u>l</u> e <u>2</u> e <u>33</u> a | /zenegga/ |
| | One Type m <u>e</u> l <u>e23</u> at | /mezengat/ |
| 6) Three-Radical Verbs in /-e-/ | <u>l</u> e <u>2</u> e <u>33</u> e/ <u>l</u> o <u>2</u> e <u>33</u> e | /gebeyye-gobefine/ |
| | One Type m <u>e</u> l <u>e23</u> et/m <u>e</u> l <u>o23</u> et | /megabyet-megobnet/ |
| 7) Three-Radical /a-/ Verbs | a <u>22</u> e <u>3</u> e | /awweke/ |
| | Type 'A' m <u>a</u> 2 <u>e3</u> | /mawek/ |
| | Type 'B' m <u>a</u> 2 <u>2</u> e <u>3</u> | /maddes/ |

Group II - Two-Radical Verbs

- 1) Two-Radical Verbs in /-a/ - le22a /gəbba/
 Type 'A' mel2at /məgbat/
 Type 'B' mele22at /məTəTTat/
- 2) Two-Radical /-o-/ Verbs in /-a/ lo22a /molla/
 One Type melu2at /məmulat/
- 3) Two-Radical /-a-/ Verbs in /-a/ la22a /babba/
 One Type mela2at /məbabat/
- 4) Two-Radical /a-/ Verbs in /-a/ a22a /amma/
 One Type ma2at /mamət/
- 5) Two-Radical Verbs in /-ə/ le22ə /səTTə/
 Type 'A' mel2et /məsTət/
 Type 'B' mele22et /mələyyət/
- 6) Two-Radical /-a-/ Verbs in /-ə/ la22ə /daññə/
 One Type mela2et /mədaññət/
- 7) Two-Radical /a-/ Verbs in /-ə/ a22ə /ayyə/
 One Type ma2et /məyyət/
- 8) Two Radical Verbs, Type la2ə /Safə/
 One Type mela2 /məSaf/
- 9) Two-Radical Verbs, Type lo2ə /nore/
 One Type melo2 /mənor/
- 10) Two-Radical Verbs, type le2ə /hedə/
 One Type mele2 /məhed/
- 11) Two-Radical Verbs, Type le2ə /Cesə/
 One Type mele2 /məCes/

Group III - Four-Radical Verbs

- 1) Regular Four Radical Verbs - le2e33e4e /menezzere/
 One Type mele23e4 /memenzer/
 2) Four Radical Verbs in /-o-/
le2e33o4e /tereggome/
 One Type mele23o4 /metergom/

Group IV - Five Radical Verbs

Underived form - does not usually occur.

Passive tel2e3e44e5e /tenTeleTTele/
 One Type mel2e34e5 /menTelTel/

Group I

1) Regular Three-Radical Verbs

	<u>Infinitive</u>	<u>Perfective</u>	<u>Imperfective</u>
<u>Underived</u>			
'A'	melbes	lebbese	yilebsal
'B'	mKeTTel	KeTTele	yıKeTTilal
<u>Passive</u>	mellebes	telebbese	yillebbesal
<u>Causative</u> in /a-/ 'A'	malbes	alebese	yalebsal
in /a-/ 'B'	maKeTTel	aKeTTele	yaKeTTilal
in /as-/	maslebbes	aslebbese	yaslebbisal
<u>Frequentative</u> Simple	melebabes	lebabbese	yilebabbisal
Causative in /a-/	malebabes	alebabbese	yalebabbisal
in /as-/	maslebabes	aslebabbese	yaslebabbisal
<u>Reciprocal</u> Simple	mellabes	telabbesu	yillabbesallu
Reduplicated	mellebabes	telebabbesu	yillebabbesallu
<u>Benefactive</u> Simple	mallabes	allabbese	yallabbisal
Reduplicated	mallebabes	allebabbese	yallebabbisal

Group I2) Three-Radical Verbs in /-o-/ (First Vowel)

		<u>Infinitive</u>	<u>Perfective</u>	<u>Imperfective</u>
<u>Underived</u>	'A'	məKuTər	KoTTere	yıKoTral
	'B'	məKoššəš	Koššəše	yıKoššišal
<u>Passive</u>		məKKoTər	təKoTTere	yıKKoTTeral
<u>Causative</u>	in /a-/ 'A'	mabunen	abonnene	yabonnal
	in /a-/ 'B'	maKoššəš	aKoššəše	yaKoššišal
	in /as-/	masKoTTər	asKoTTere	yasKoTTiral
<u>Frequentative</u> - Simple	Causative in /a-/	məKoTaTər	KoTaTTere	yıKoTaTTiral
		maKošašəš	aKošaššəše	yaKošaššišal
	in /as-/	masKoTaTər	asKoTaTTere	yasKoTaTTiral
<u>Reciprocal</u> - Simple		məKKwaTər	təKwaTTeru	yıKKwaTTerallu
	Reduplicated	məKKoTaTər	təKoTaTTeru	yıKKoTaTTerallu
<u>Benefactive</u> - Simple		maKKwaTər	aKKwaTTere	yaKKwaTTiral
	Reduplicated	maKKoTaTər	aKKoTaTTere	yaKKoTaTTiral

Group I3) Three Radical Verbs in /-o-/ (Second Vowel)

		<u>Infinitive</u>	<u>Perfective</u>	<u>Imperfective</u>
<u>Underived</u>		mecəkkol	cekkole	yıcekkulal
<u>Passive</u>		meccekol	təcekkole	yıccekkolal
<u>Causative</u>	in /a-/	matekkos	atekkose	yatekkusal
	in /as-/	mascekkol	ascekkole	yascekkulal
<u>Frequentative</u> - Simple	Causative in /a-/	mecəkwakol	cekwakkole	yıcekwakkulal
		matekwakos	atekwakkose	yatekwakkusal
	in /as-/	mastekwakos	astekwakkose	yastekwakkusal
<u>Reciprocal</u> Simple		mettakos	tətakkosu	yıttakkosallu
	Reduplicated	mettekwakos	tətekwakkosu	yıttekwakkosallu
<u>Benefactive</u> Simple		mattakos	attakkose	yattakkusal
	Reduplicated	mattekwakos	attewakkose	yattekwakkusal

Group I

4) Three-Radical Verbs in /-a-/ (First Vowel)

		<u>Infinitive</u>	<u>Perfective</u>	<u>Imperfective</u>	
<u>Underived</u>		məgəbez	gabbəzə	yīgabbızal	
<u>Passive</u>		məggəbez	təgabbəzə	yīgəgabbəzal	
<u>Causative</u>	in /a-/	mamasən	amassənə	yamassınal	
	in /as-/	masgəbez	asgabbəzə	yasgabbızal	
<u>Frequentative</u>	Simple	məgəbəbez	gəbabbəzə	yīgəbabbızal	
	Causative	in /a-/	məməsasən	aməsassənə	yəməsassınal
		in /as-/	məməsasən	asməsassənə	yəsməsassınal
<u>Reciprocal-</u>					
Reduplicated		məgəbəbəbez	təgəbabbəzə	yīgəgəbabbəzal	
<u>Benefactive</u>	Simple	məggəbez	əgəgabbəzə	yəgəgabbızal	
	Reduplicated	məgəbəbəbez	əgəgəbabbəzə	yəgəgəbabbızal	

Group I

5) Three-Radical Verbs in /-a-/

		<u>Infinitive</u>	<u>Perfective</u>	<u>Imperfective</u>	
<u>Underived</u>		məzəngət	zənəgga	yizənəgğal	
<u>Passive</u>		məzzəngət	təzənəgga	yizzənəgğal	
<u>Causative</u>	in /a-/	mazəngət	azənəgga	yazənəgğal	
	in /as-/	masfəndət	asfənədda	yasfənəddal	
<u>Frequentative</u>	Simple	məzənəgəgət	zənəgəgga	yizənəgəgğal	
	Causative	in /a-/	mazənəgəgət	azənəgəgga	yazənəgəgğal
		in /as-/	masbərətətət	asbərətəttə	yasbərətəttal
<u>Reciprocal</u>	Simple	məzzənəgət	təzənəggu	yizzənəgğallu	
	Reduplicated	məzzənəgəgət	təzənəgəggu	yizzənəgəgğallu	
<u>Benefactive</u>	Simple	mabbərətət	əbbərətəttə	yabbərətəttal	
	Reduplicated	mabbərətətət	əbbərətəttəttə	yabbərətəttal	

Group I6) Three-Radical Verbs in /-ə/

	<u>Infinitive</u>	<u>Perfective</u>	<u>Imperfective</u>
<u>Underived</u>	məgebyet	gebeyye	yigebeyyal
<u>Passive</u>	məggebyet	tegebeyye	yiggebeyyal
<u>Causative</u> in /a-/ in /as-/	mazəgyet masgebyet	azəgeyye asgebeyye	yazəgeyyal yasgebeyyal
<u>Frequentative</u> Simple Causative in /a-/ in /as-/	məgebəyayət mazəgeyayət masgebəyayət	gebəyayye azəgeyayye asgebəyayye	yigebəyayyal yazəgeyayyal yasgebəyayyal
<u>Reciprocal</u> Simple Reduplicated	məggebayət məggebəyayət	tegebayyu tegebəyayyu	yiggebayyalu yiggebəyayyalu
<u>Benefactive</u> Simple Reduplicated	maggebayət maggebəyayət	aggebayye aggebəyayye	yaggebayyal yaggebəyayyal

Group I7) Three-Radical /a-/ Verbs

	<u>Infinitive</u>	<u>Perfective</u>	<u>Imperfective</u>
<u>Underived</u> 'A' 'B'	mawək maddəs	awwəkə addəsə	yawkal yaddisal
<u>Passive</u>	mettadəs	taddəsə	yittaddəsəl
<u>Causative</u>	masaddəs	asaddəsə	yasaddisal
<u>Frequentative</u> Simple Causative	madadəs masədadəs	adaddəsə asədaddəsə	yadaddisal yasədaddisal
<u>Reciprocal</u>	mettəwawək	təwawəkū tətəwawəkū	yittəwawəkallu
<u>Benefactive</u> Simple Reduplicated	mastawək mastəwawək	astawəkə astəwawəkə	yastawwīkal yastəwawwīkal

Group II1) Two-Radical Verbs in /-a/

		<u>Infinitive</u>	<u>Perfective</u>	<u>Imperfective</u>
<u>Underived</u>	'A'	megbat	gebba	yigebal
	'B'	meTeTTat	TeTTa	yTeTTal
<u>Passive</u>		meggebat	tegebba	yiggebbal
<u>Causative</u>	in /a-/ 'A'	magbat	agebba	yagebal
	in /a-/ 'B'	maTeTTat	aTeTTa	yaTeTTal
	in /as-/	masgebbat	asgebba	yasgebbal
<u>Frequentative</u> Simple		megebabat	gebabba	yigebabbal
	Causative in /a-/	magebabat	agebabba	yagebabbal
	in /as-/	masgebabat	asgebabba	yasgebabbal
<u>Reciprocal</u> Simple		meggabat	tegabbu	yiggabballu
	Reduplicated	meggebabat	tegebabbu	yiggebabballu
<u>Benefactive</u> Simple		maggabat	aggabba	yaggabbal
	Reduplicated	magebabat	aggebabba	yagebabbal

Group II2) Two-Radical /-o-/ Verbs in /-a/

		<u>Infinitive</u>	<u>Perfective</u>	<u>Imperfective</u>
<u>Underived</u>		memulat	molla	yimolal
<u>Passive</u>		memmolat	temolla	yimmollal
<u>Causative</u>	in /as-/	masmollat	asmolla	yasmollal
<u>Frequentative</u> Simple		memolalat	molalla	yimolallal
	Causative in /as-/	masmolalat	asmolalla	yasmolallal
<u>Reciprocal</u>		memmolalat	temolallu	yimmolallallu
<u>Benefactive</u> Simple		mammwalat	ammwalla	yammwallal
	Reduplicated	mammolalat	ammolalla	yammolallal

Group II3) Two-Radical /-a-/ Verbs in /-a/

	<u>Infinitive</u>	<u>Perfective</u>	<u>Imperfective</u>
<u>Underived</u>	məbabat	babba	yɪbabbal
<u>Passive</u>	məggadat	təgadda	yɪggaddal
<u>Causative</u> in /a-/ in /as-/	mababat masbabat	ababba asbabba	yababbal yasbabbal
<u>Frequentative</u> Simple Causative in /a-/ in /as-/	məgədadat magedadat masgədadat	gədadda agədadda asgədadda	yɪgədadal yagədadal yāsgədadal
<u>Reciprocal</u>	məggədadat	təgədaddu	yɪggədadallu
<u>Benefactive</u> Simple Reduplicated	maggadat maggədadat	aggadda aggədadda	yaggaddal yaggədadal

Group II4) Two-Radical /a-/ Verbs in /-a/

	<u>Infinitive</u>	<u>Perfective</u>	<u>Imperfective</u>
<u>Underived</u>	mamat	amma	yamal
<u>Passive</u>	məttamat	tamma	yittammal
<u>Causative</u>	masammāt	asamma	yasammāl
<u>Frequentative</u> Simple Causative	mamamat masəmmamat	amma asəmma	yammal yasəmmal
<u>Reciprocal</u>	məttəmmamat	təmmamu təttəmmamu	yittəmmallu
<u>Benefactive</u> Simple Reduplicated	mastamat mastəmmamat	astamma astəmma	yastammal yastəmmal

Group II5) Two-Radical Verbs in /-e/

		<u>Infinitive</u>	<u>Perfective</u>	<u>Imperfective</u>
<u>Underived</u>	'A'	məstət	sətte	yisətal
	'B'	meleyyet	leyye	yileyyal
<u>Passive</u>		məssetət	tesette	vissettäl
<u>Causative</u>	in /a-/ 'A'	mamšət	aməššə	yaməšäl
	in /a-/ 'B'	mabəjjət	abəjje	yabəjjäl
	in /as-/	masleyyet	asleyye	yasleyyal
<u>Frequentative</u>	Simple	meleyayyet	leyayye	yileyayyal
	Causative in /a-/	maleyayət	aleyayye	yaleyayyal
	in /as-/	masleyayət	asleyayye	yasleyayyal
<u>Reciprocal</u>	Simple	məssaətət	tesättu	yıssaättallu
	Reduplicated	məssetaətət	tesetaättu	yısseTaättallu
<u>Benefactive</u>	Simple	massaətət	assaätte	yassaättäl
	Reduplicated	massetaətət	asseTaätte	yasseTaättäl

Group II6) Two-Radical /-a-/ Verbs in /-e/

		<u>Infinitive</u>	<u>Perfective</u>	<u>Imperfective</u>
<u>Underived</u>		medañet	daññe	yidaññäl
<u>Passive</u>		meddañet	tedaññe	yıddaññäl
<u>Causative</u>	in /a-/	mawañet	awaññe	yawaññäl
	in /as-/	maswañet	aswaññe	yaswaññäl
<u>Frequentative</u>	Simple	mewəñañet	wəñaññe	yıwəñaññäl
	Causative in /a-/	mawəñañet	awəñaññe	yawəñaññäl
	in /as-/	maswəñañet	aswəñaññe	yaswəñaññäl
<u>Reciprocal</u>		meddeñañet	tedəñaññu	yıddeñaññallu
<u>Benefactive</u>	Simple	maddañet	addaññe	yaddaññäl
	Reduplicated	maddeñañet	addeñaññe	yaddeñaññäl

Group II7) Two-Radical /a-/ Verbs in /-e/

	<u>Infinitive</u>	<u>Perfective</u>	<u>Imperfective</u>
<u>Underived</u>	mayet	ayye	yayal
<u>Passive</u>	mettayet	tayye	yittayyal
<u>Causative</u>	masayyet	asayye	yasayyal
<u>Frequentative</u> Simple	mayayet	ayayye	yayayyal
<u>Causative</u>	maseyayet	aseyayye	yaseyayyal
<u>Reciprocal</u>	metteyayet	teyayyu teteayyu	yitteyayyalu
<u>Benefactive</u> Simple	mastaCet	astaCCe	yastaCCal
<u>Reduplicated</u>	masteyayet	asteyayye	yasteyayyal

Group II8) Two-Radical Verbs - Type /Safe/

	<u>Infinitive</u>	<u>Perfective</u>	<u>Imperfective</u>
<u>Underived</u>	meSaf	Safe	y1S1fal
<u>Passive</u>	meSSaf	teSafe	y1SSafal
<u>Causative</u> in /a-/ in /as-/	mawal masSaf	awale asSafe	yaw1lal yasS1fal
<u>Frequentative</u> Simple	meSaSaf	SaSafe	y1SaS1fal
<u>Causative</u> in /a-/ in /as-/	mawawal masSaSaf	awawale asSaSafe	yawaw1lal yasSaS1fal
<u>Reciprocal</u>	meSSaSaf	teSaSafu	y1SSaSafallu
<u>Benefactive</u>	maSSaSaf	aSSaSafe	yaSSaS1fal

Group II9) Two-Radical Verbs - Type /Kome/

		<u>Infinitive</u>	<u>Perfective</u>	<u>Imperfective</u>
<u>Underived</u>		məKom	Kome	yıKKomal
<u>Passive</u>		məKKom	təKome	yıKKomal
<u>Causative</u>	in /a-/ in /as-/	maKom masKom	aKome asKome	yaKomal yasKomal
<u>Frequentative</u> Simple		məzwazwar	zwazware	yızwazural
<u>Causative</u>	in /a-/ in /as-/	mazwazwar masKwaKwam	azwazware asKwaKwame	yazwazural yasKwaKumal
<u>Reciprocal</u>		məKKwaKwam	təKwaKwamu	yıKKwaKwamallu
<u>Benefactive</u>		maKKwaKwam	aKKwaKwame	yaKKwaKumal

Group II10) Two-Radical Verbs - Type /hede/

		<u>Infinitive</u>	<u>Perfective</u>	<u>Imperfective</u>
<u>Underived</u>		mehed	hede	yıhedal
<u>Passive</u>		məgget	tegete	yıggetal
<u>Causative</u>	in /a-/ in /as-/	maget mashed	aget ashede	yagetal yashedal
<u>Frequentative</u> Simple		məgaget	gaget	yıgagetal
<u>Causative</u>	in /a-/ in /as-/	magaget masgiyaget	agaget asgiyaget	yagagetal yasgiyagetal
<u>Reciprocal</u>		məkkıyahed	tekkıyahede	yıkkıyahedal
<u>Benefactive</u>		makkiyahed	akkiyahede	yakkiyahedal

Group II11) Two-Radical Verbs - Type /Cese/

	<u>Infinitive</u>	<u>Perfective</u>	<u>Imperfective</u>
<u>Underived</u>	məCəs	Cese	yıCəsəl
<u>Passive</u>	məCCəs	təCese	yıCCəsəl
<u>Causative</u> in /a-/ in /as-/	maCəs masCəs	aCese asCese	yaCəsəl yasCəsəl
<u>Frequentative</u> Simple Causative in /a-/ in /as-/	məCaCas maCaCas masCaCas	CaCase aCaCase asCaCase	yıCaCasal yaCaCasal yasCaCasal
<u>Reciprocal</u>	məCCaCas	təCaCese	yıCCaCasal
<u>Benefactive</u>	maCCaCas	aCCaCase	yaCCaCısal

Group III1) Regular Four-Radical Verbs

	<u>Infinitive</u>	<u>Perfective</u>	<u>Imperfective</u>
<u>Underived</u>	memenzer	menezzero	yimenezzirəl
<u>Passive</u>	məmmenzer	temenezzero	yimmenezzerəl
<u>Causative</u> in /a-/ in /as-/	mamenzər masmenzer	amenezzero asmenezzero	yamenezzirəl yasmenezzirəl
<u>Frequentative</u> Simple Causative in /a-/ in /as-/	məmənezazər mamenezazər masmənezazər	menezzazzero amenezzazzero asmenezzazzero	yimenezzazirəl yamenezzazirəl yasmenezzazirəl
<u>Reciprocal</u> Simple Reduplicated	məmmenazər məmmenezazər	temenazzeru temenezazzeru	yimmenazzerallu yimmenezazzerallu
<u>Benefactive</u> Simple Reduplicated	mammənazər mammenezazər	ammənazzero ammenezazzero	yammənazzirəl yammenezazzirəl

Group III

2) Four-Radical Verb in /-o-/

		<u>Infinitive</u>	<u>Perfective</u>	<u>Imperfective</u>	
<u>Underived</u>		metergom	tereggoṃe	yitereggoṃal	
<u>Passive</u>		mettergom	teterereggoṃe	yitterereggoṃal	
<u>Causative</u>	in /a-/	mamēṃkos	amēṃkkōse	yamēṃkkusal	
	in /as-/	mastergom	astereggoṃe	yastereggoṃal	
<u>Frequentative</u>	Simple	meteregwagom	teregwaggōṃe	yiteregwaggōṃal	
	Causative	in /a-/	mamēṃkwakos	amēṃkwakkōse	yamēṃkwakkusal
		in /as-/	masteregwagom	asteregwaggōṃe	yasteregwaggōṃal
<u>Reciprocal</u>	Simple	metteragom	teteraggōṃu	yitteraggōṃallu	
	Reduplication	metteregwagom	teteregwaggōṃu	yitteregwaggōṃallu	
<u>Benefactive</u>	Simple	mammenagol	ammenaggōḷe	yammenaggūlal	
	Reduplicated	mammenegwagol	ammenegwaggōḷe	yammenegwaggūlal	

Group IV

Five-Radical Verbs

		<u>Infinitive</u>	<u>Perfective</u>	<u>Imperfective</u>
<u>Underived</u>		_____	_____	_____
<u>Passive</u>		mənTəlTəl	tənTələTTələ	yənTələTTələl
<u>Causative</u>		manTəlTəl	anTələTTələ	yanTələTTələl
<u>Frequentative</u> or <u>Reciprocal-Causative</u>		mənTələTəl	tənTələTTəlu	yənTələTTəlallu
		manTələTəl	anTələTTələ	yanTələTTələl

Questions and Answers

kamerika wedasmera yetelakewin Konsil sim tawKewalleh †	yellem, alawKim.
Konsilu kemeTTujemmiro iskezare dires wedageraccaw temellisew yawKallu †	yellem, temellisew ayawKum.
ageregežiwin legibža ibetih Tertehaccaw nebber †	yellem, alTerrahuwaccawim.
kiremtun yemmitkermaw yét new †	addis abeba ketema wist sayhon ayKerim.
izzih kememTataccihu befit yét kerremaccihu.	iferensay ager kermen meTTen.
izzih ketema wist ayyale sewoc tawKiyalleš †	TiKit sewoc bicca awKallehu.
janhoy igremengedaccawin timihirtbetaccihun gobēññullaccihu †	áwon, gobñitewillinnal.
zare igremengedaccihun wede Tiruneš bet hedaccihu, litTeyyiKuwat ticilallaccihu †	áwo, incilallen.
yediplomatik sira yemmisera zemed alleh †	áwo, alleñ.
wedamerika lemehed iddil geTmoh yawKal †	áwo, lehulett wer hejje nebber.
yemmimeTut agere geži kezzih befit yetifññawin ager yigezu nebber.	yarusi TeKlay gizat geži nebberu.
yetemariwoccu Tebay astemariwin silalasdessetew higgun yemmiyaTenekkirew yimeslihal †	minalbat yaTenekkirew yihonal.
astemari lemehon yegale menfes allew †	yellewim.
amerika wist tarikawi sira yeserru bizu sewoc yiggeññallu †	áwo, moltewal.
yemeSihafbetu alafi bedegginnetaccaw yetawweKu indenebberu tawKalleh †	áwo, degginnetaccawin awKallehu.
wettadderoccu Torinnet megTemaccawin keyét semmah.	kebalinjeraye debdabbe derreseñ.
guddayun begis indinninegraccaw tifelligalleh †	áwo, begis nigeruwaccaw.

wedewiCC ager lémehed iddil bigeTmih,
yét mehed tifelligalleh.

ato lemna lante zemedih new †
yediplomatik sira yasdessitihal †
1janhoy gibbi gudday asfeSSamiwin
tawKewalleh †

yeTeKlay gızatu mesriyabet, gudday
asfeSSami allew †

temariwoc kiremtun yetiffiaw
timihirtbet kerremu.

mezgiyawin yegeTTemew man new.

igremengedhin tiTeyyiKenalleh †

wedebetaccek sihedu igremengedaccekwin
ante zend meTtew nebber †

vizayen kamerikan Konsil ameTTahilliln †
begils mekina hono ketemawin yızor
yenebberew man nebber.

ato tesemma yetenaggerew neger
gils yimeslihal †

yetebabberut mengistat dirijjit
wana mesriyabet yet new.

yesirawin dirijjit beTam weddehewal †
lesiraw temelkac honew nebber †
lezzihi gudday temelkac man new.
yennante dirijjit alamaw mindin
new.

mekinahin asserrah †

janhoy addis betemengist asserru †
timihirtun beCerrese besammintu
sira ageffie †

lemmanna kebbede wasington bemeTTu
besost weraccek temariwoc honu †

yeTirunes l1j bagebbac behulett
ametwa wede ferensay ager hedac †

wedeityoPiya mehed ifelligallehu.

awo, zemedé new.

beTam aydellem.

yellem, alawKewim.

awon, ato lemna gudday asfeSSami
new.

minilik timihirtbet kerremu.

serrateffiw new.

awo, minalbat iTeyyiKaccihu
yihonal.

awo, meTtew TeyyeKufi.

yellem, gena alhedkum.

man indenebber alawKim.

yellem, beTam gils aymesleññim.

niwyork wisT new.

awo, beTam wedijjewallehu.

awo, nebberhu. ahunim neñ.

ato tesemma new.

ledihoc lijoc timihirtbet
mesrat new.

awo, tinant asserrahuwat.

hulett adaddis betemengist asserru.

awon, Tiru sira ageññe.

yellem, alhonum.

awo, letimihirt hedec.

amerika begebbaḥ beweriḥ mīn aderregh.	tillik yetarik meSihaf anebbēbhu.
almazinna kebbēde betēgabbu besamintaccēw yēt hedu.	wedawroPa hedu.
timihirtbet begebbaḥcihu behulett sammintaccihu silē timihirtbetu mawēK ticilallaccihu †	yellēm, ancilim.
genzēbu bemeTTa beweru dēmoz tēsēTTē †	yellēm, altēsēTTēm.
birtukanun betēkkēlh beweriḥ yēt hedeh nebber.	wedeketema hejje nebber.
yewiCC gudday ministr behone besost ametu yet hedo nebber.	wedefereṅsay agēr hedo nebber.
behedaccihu bametaccihu kamerika temellesaccihu †	áwo, bametaccin temellesn.
bemeTTaccihu bēmagistu yēt hedaccihu †	sinimabet hēden nebber.
betēšomu beweraccēw mīn aderregu.	minimm aladerregum.
bayyehew beweru mote †	áwon, bayyehut beweru mote.
Tirunēš betaCCēc bammistēññaw amet bal agebbac †	áwo, agebbac.
abbatiš bemeTTu bametaccēw astemari honu †	áwo, astemari honu.
beteyayyaccihu besostēññaw wer mekina gezzaccihu †	áwo, gezzan.
bagebbah bametiḥ bet serrah †	áwo, serrahu.
silawroPa betenaggerhu bamete wedawroPa hedh †	yellēm, alhedhum.

dirset

bamerikanna beityoPiya mekakkēl yenigdinna yeikonomi ginifññunnet
silalle, yamerikan mengist basmera wist and Konsil aKumowal.

ato yohannis yetebalu amerikawi basmera ketema wist Konsil
honew, indiseru kemengistaccēw telikew, asmera ketema derresu.

asmera kemedresaccēw befit igre mengedaccēwin addis abeba senbitew
silenebber, baddis abeba ayyer hunate 1jjig tedessetu.

basmeranna baddis abeba yayyer hunate mekakkēl beTam liyyunnet
silēlalle, yasmera yayyer hunate leTenaccēw indemmismamma begiS tereddu.

ato yohannis beityoPiyanna bamerika mekakkel yallewin yenigd giniffunnet
 lemaTenkerinna lemasfapat yegale menfes silenebberaccaw, wediyaw indederresu
 kagere geziw gar lemeggennaññet fellegu.

bemejemberiyaw Ken yager gizat mesriyabetin TeyyiKew, kageññu behwala
 kegudday asfeSSamiw gar tenegagrew, kibur agere geziwin lemeggennaññet indicilu
 KeTero teKebbilew temellesu.

behuleteññaw Ken beKeTerow meseret wedager gizat mesriyabet hedew,
 kagere geziw gar tegenaññu.

kagere geziw gar sileguzowinna silegobefññuwaccaw ketemawoc beseffiw
 teCewawwetu. kezziyam belay minalbat ato yohannis lageru ingida bemehonaccaw
 irdata sayasfelligaccaw ayKerim bemalet, mulu irdata indidderregillaccaw
 TeyyeKuwaccaw. ato yohannisim beKerrebellaccaw irdata beTam siletedessetu,
 agere geziwin amesginew, wede betaccaw temellesu.

TiyyaKewoc

basmera ketema wist min alle.

ato yohannis lemin wedasmera meTtu.

asmera kemegbataccaw befit yet dersew nebber.

yaddis abeba yayyer hunate indet new.

beityoPiyanna bamerika mekakkel min aynet liyyunnet alle.

ato yohannis asmera sigebu min aderregu.

kagere geziw gar kemeggennaññetaccaw befit min aderregu.

kagere geziw gar min teCewawwetu.

agere geziw min aynet irdata aKerrebullaccaw.

behuletta ageroc mekakkel yallewin yediplomatik giniffunnet asredda.

Introduction to the Amharic Writing System

Amharic is written with the Geez syllabary, augmented by a few symbols for syllables which occur in Amharic, but not in Geez (characters for /š/, /c/, /ñ/, /ž/, /v/, etc.)

Two of the characters represent vowel sounds; otherwise all characters represent a syllable--a consonant plus a specific vowel.

The order is left to right.

Each character has seven forms (traditionally called 'orders'), to accord with the number of vowels. The Amharic names of the seven orders are:

I	/gɪ'ɪz/	consonant	+	/e/
II	/ka'ɪb	''	+	/u/
III	/salɪs/	''	+	/i/
IV	/rabɪ/	''	+	/a/
V	/hamɪs/	''	+	/e/
VI	/sadɪs/	''	+	/ɪ/
VII	/sabɪ/	''	+	/o/

In addition, there are a few characters which represent consonant plus /w/ plus vowel: /gwə/, /hwa/, /kwɪ/, etc., and a character for the consonant /v/ plus vowel which may occur in some loanwords.

Amharic Syllabary

	I	II	III	IV	V	VI	VII
	/gɪ'ɪz/	/kə'ɪb/	/salɪs/	/rabɪ/	/hamɪs/	/sadɪs/	/sabɪ/
1.	ሀ ha	ሁ hu	ሂ hi	ሃ ha	ሄ he	ህ hɪ	ሆ ho
2.	ከ le	ከ lu	ከ li	ካ la	ኮ le	ኮ lɪ	ኰ lo
3.	ሐ ha	ሐ hu	ሐ hi	ሑ ha	ሐ he	ሑ hɪ	ሐ ho
4.	መ me	ሙ mu	ሚ mi	ማ ma	ሜ me	ሞ mɪ	ሙ mo
5.	ሠ se	ሠ su	ሠ si	ሡ sa	ሠ se	ሡ sɪ	ሠ so
6.	ረ re	ረ ru	ረ ri	ራ ra	ራ re	ራ rɪ	ራ ro
7.	ሰ se	ሰ su	ሰ si	ሱ sa	ሰ se	ሱ sɪ	ሰ so
8.	ሸ še	ሸ šu	ሸ šɪ	ሹ ša	ሸ še	ሹ šɪ	ሸ šo
9.	ቀ Ke	ቀ Ku	ቀ Ki	ቁ Ka	ቀ Ke	ቁ Kɪ	ቀ Ko
10.	ቦ be	ቦ bu	ቦ bi	ቧ ba	ቦ be	ቧ bɪ	ቦ bo

11.	ɸ	tə	ɸ	tu	ɸ	ti	ɸ	ta	ɸ	te	ɸ	tɪ	ɸ	to
12.	ɸ	ce	ɸ	cu	ɸ	ci	ɸ	ca	ɸ	ce	ɸ	cɪ	ɸ	co
13.	ɸ	ha	ɸ	hu	ɸ	hi	ɸ	ha	ɸ	he	ɸ	hɪ	ɸ	ho
14.	ɸ	nə	ɸ	nu	ɸ	ni	ɸ	na	ɸ	ne	ɸ	nɪ	ɸ	no
15.	ɸ	ñə	ɸ	ñu	ɸ	ñi	ɸ	ña	ɸ	ñe	ɸ	ñɪ	ɸ	ño
16.	h	a	h	u	h	i	h	a	h	e	h	ɪ	h	o
17.	h	ke	h	ku	h	ki	h	ka	h	ke	h	kɪ	h	ko
18.	h	he	h	hu	h	hi	h	ha	h	he	h	hɪ	h	ho
19.	w	wə	w	wu	w	wi	w	wa	w	we	w	wɪ	w	wo
20.	o	a	o	u	o	i	o	a	o	e	o	ɪ	o	o
21.	H	zə	H	zu	H	zi	H	za	H	ze	H	zɪ	H	zo
22.	H	žə	H	žu	H	žɪ	H	žə	H	že	H	žɪ	H	žo
23.	p	yə	p	yu	p	yɪ	p	ya	p	ye	p	yɪ	p	yo
24.	p	də	p	du	p	dɪ	p	da	p	de	p	dɪ	p	do
25.	p	je	p	ju	p	ji	p	ja	p	je	p	jɪ	p	jo
26.	ɸ	gə	ɸ	gu	ɸ	gi	ɸ	ga	ɸ	ge	ɸ	gɪ	ɸ	go
27.	m	Tə	m	Tu	m	Ti	m	Ta	m	Te	m	Tɪ	m	To
28.	m	Cə	m	Cu	m	Ci	m	Ca	m	Ce	m	Cɪ	m	Co
29.	ɸ	Pə	ɸ	Pu	ɸ	Pi	ɸ	Pa	ɸ	Pe	ɸ	Pɪ	ɸ	Po
30.	ɸ	Sə	ɸ	Su	ɸ	Si	ɸ	Sa	ɸ	Se	ɸ	Sɪ	ɸ	So
31.	θ	Sə	θ	Su	θ	Si	θ	Sa	θ	Se	θ	Sɪ	θ	Se
32.	f	fə	f	fu	f	fi	f	fa	f	fe	f	fɪ	f	fo
33.	p	pə	p	pu	p	pi	p	pa	p	pe	p	pɪ	p	po

ɸ Kwe ɸ Kwi ɸ Kwa ɸ Kwe ɸ Kwi
 h hwe h hwi h hwa h hwe h hwi

ኸ	kwə	ኸ	kwi	ኸ	kwa	ኸ	kwe	ኸ	kwɪ				
ገ	gwe	ገ	gwi	ገ	gwa	ገ	gwe	ገ	gwɪ				
ቨ	ve	ቨ	vu	ቨ	vi	ቨ	va	ቨ	ve	ቨ	vɪ	ቨ	vo

In a few instances, there are two or three characters for the same Amharic syllable. These characters contrasted with each other in Geez, but are more or less interchangeable in Amharic.

To put it another way, there are alternative spellings for certain Amharic words.

- 1) 1, 3 and 13, i.e. ሀ, ሐ and ኃ are /ha/; ሁ, ሑ and ኄ are /hu/; ሂ, ሒ and ኆ are /hi/, etc.
- 2) 5 and 7, i.e. ሠ and ሡ are /se/; ሢ and ሣ are /su/, etc.
- 3) 16 and 20, i.e. ከ and ዐ are /a/; ኩ and ዑ are /u/, etc.
- 4) 30 and 31, i.e. ያ and ቀ are /Se/, ያ and ቀ are /Su/, etc.

Note that the vowel of /gɪ'ɪz/ and that of /rabɪ/ in ሀ, ሐ, ኃ, ከ and ዐ is the same, i.e. ሀ or ሂ = /ha/
 ሐ or ሑ = /ha/
 ኃ or ኄ = /ha/
 ከ or ኩ = /a/
 ዐ or ዑ = /a/

Note also that in modern Amharic character 18 ኸ is written in the first order /gɪ'ɪz/ only. Syllables /hu/, /hi/, /ha/, /he/, /hɪ/ and /ho/ are represented by 1, 3 or 13.

All symbols listed under the sixth order (/sadiɪ/) may represent either a consonant followed by the vowel /ɪ/, or a consonant only, e.g. ሥ may be /hɪ/ or /h/; ሦ may be /bɪ/ or /b/; ሧ may be /nɪ/ or /n/, etc.

The doubling of consonants is not indicated in the writing system. The word ከከ may be read /ale/ 'he said', or /alle/ 'there is'; ከከይ /abay/ 'a liar' or /abbay/ 'Nile'; ከከ /gəna/ 'yet' or /genna/ 'Christmas', etc. The meaning is determined by the context.

A closer examination of the Amharic Syllabary shows that the majority of characters are predictable modifications of their basic form, i.e. from the first order /gɪ'ɪz/. Thus the second order /ka'ɪb/ is characterized by a hooked dash /ʔ/ usually attached to the center of the right side of the character, e.g.

I	II
/gɪ'ɪz/	/ka'ɪb/
ሀ /ha/	ሀʔ /hu/
መ /mə/	መʔ /mu/
በ /bə/	በʔ /bu/
etc.	

In /salɪs/ (order III) a similar dash is attached to the bottom part of the right side of the character or to its extension, e.g.

I	III
/gɪ'ɪz/	/salɪs/
ሀ /ha/	ሀ፣ /hi/
መ /mə/	መ፣ /mi/
በ /bə/	በ፣ /bi/
አ /a/	አ፣ /i/

Characters of the fourth order /rabɪ/ have three basic patterns:

- a) The ones which are two- or three-legged in the basic form have the right leg extended, e.g.

I	IV
/gɪ'ɪz/	/rabɪ/
ከ /le/	ከ፣ /la/
በ /bə/	በ፣ /ba/

H /zə/

h /ha/

etc.

ሀ /za/

ሁ /ha/

- b) One legged characters in the basic form acquire a kind of hook attached to the leg, e.g.

I

/gɪ'ɪz/

ተ /tə/

ገ /gə/

ፕ /pə/

ነ /nə/

etc.

IV

/rabɪ/

ታ /ta/

ገ /ga/

ፕ /pa/

ና /na/

- c) A leg is attached to originally legless characters, e.g.

I

/gɪ'ɪz/

ሀ /ha/

ሠ /sə/

መ /mə/

ሀ /Sə/

etc.

IV

/rabɪ/

ሀ /ha/

ሠ /sa/

መ /ma/

ሀ /Sa/

The fifth order (/hamɪs/) is characterized by a small semi circle attached to the right leg of the character or to its extension, e.g.

I

/gɪ'ɪz/

በ /bə/

ተ /tə/

ነ /nə/

ፕ /Tə/

መ /me/

etc.

V

/hamɪs/

ቤ /be/

ቲ /te/

ኔ /ne/

ፕ /Te/

ጤ /me/

The characters of the sixth and seventh orders (i.e. /sad1s/ and /sab1/) are less predictable. Thus /sad1s/ may be characterized either by a zigzag, e.g.

I	VI
/g1'1z/	/sad1s/
U /ha/	U /h1/
h /a/	h /1/
h /kə/	h /k1/
M /Tə/	T /T1/
T /pə/	T /p1/

or by a hooked dash at the left side of the character, e.g.

I	VI
/g1'1z/	/sad1s/
n /bə/	n /b1/
h /ha/	h /h1/
H /zə/	H /z1/

some characters of this order have the dash attached to the right side, e.g.

I	VI
/g1'1z/	/sad1s/
h /də/	h /d1/
h /Sə/	h /S1/
W /wə/	W /w1/

Characters 20 and 31 have a vertical line attached to the top:

I	VI
/g1'1z/	/sad1s/
0 /a/	0 /1/
0 /Sə/	0 /S1/

A few characters change their shape in the sixth order in various unpredictable ways, e.g.

I	VI
/gɪ'ɪz/	/sɑdɪs/
h /lɛ/	h /lɪ/
ፀ /mɛ/	ፀ /mɪ/
፱ /sɛ/	፱ /sɪ/
ረ /rɛ/	ረ /rɪ/
ሰ /sɛ/	ሰ /sɪ/
የ /yɛ/	የ /yɪ/
ገ /gɛ/	ገ /gɪ/
ፈ /fɛ/	ፈ /fɪ/

The seventh order /sabɪ/ may have either a longer left leg, e.g.

I	VII
/gɪ'ɪz/	/sabɪ/
ሐ /hɑ/	ሐ /hɔ/
ሰ /sɛ/	ሰ /sɔ/
ቦ /bɛ/	ቦ /bɔ/
ደ /dɛ/	ደ /dɔ/
etc.	

or a small semi circle (or circle) attached to the upper or the middle part of the character, e.g.

I	VII
/gɪ'ɪz/	/sabɪ/
ሀ /hɑ/	ሀ /hɔ/
ከ /lɛ/	ከ /lɔ/
ረ /rɛ/	ረ /rɔ/
ቀ /kɛ/	ቀ /kɔ/

† /tə/

‡ /nə/

‡ /gə/

etc.

‡ /to/

‡ /no/

‡ /go/

or a leg inclined toward the left, e.g.

I

/gɪ'ɪz/

0 /a/

w /sə/

o /wə/

θ /Se/

VII

/sɒbɪ/

9 /o/

y /so/

9 /wo/

9 /So/

Finally, the seventh order of the character *ρ* /yə/ is *ρ* /yo/ and that of the character *oo* /mə/ is *oo* /mo/.

እንደኛ = ትምህርት

ንግግር

ጤና፡ ይሰጥክኛ፡

ጤና፡ ይሰጥክኛ፡ እንደምን፡ እድሩ።

ደህና፡ እግዚአብሔር፡ ይመሰገን

ገን። እንደምን፡ እድሩ።

ከሚረዱ፡ ያውቃሉ?

ከዎ፡ ከውቃሉ።

የከም፡ ከካውቅም።

ትንሹ፡ ከውቃሉ።

ምን፡ ከሉ?

ምንም፡ ከካሉ።

ቃላት

እንደገና

ክን፡ ከይደከም

ይደገመት

በጣም፡ ጥሩ፡ ነው።

ክን፡ ነው

እንረፍ።

ሁከተኛ፡ ትምህርት

ጓግግር

ክግግዎ፣ ያመራግን፣ ንግግረ፣ ፊት፣ ከፊት፣ ነው።

የት፣ ነው?

ኒቅ፣ ነው።

ያመራግን፣ ንግግረ፣ በሰቀቀኛ፣

ነው።

በሰቀግራዎ፣ ነው።

ወደፊት፣ ይሂዱና፣ ወደ፣ ግራ፣ ይዙ

ኒ።

ቅርብ፣ ነው።

ገሉር፣ ጣቢያው፣ የት፣ ነው?

ገሉር፣ ጣቢያው፣ ነዚህ፣ ኒቅ፣ ኒቅ፣ ክይዳክም፣ ቅርብ፣ ነው።

ነው?

ደህና፣ ሆተኮ፣ የት፣ ክኮ?

ክመራግን፣ ንግግረ፣ ፊት፣ ከፊት፣

ደህና፣ ሆተኮ፣ ክኮ።

ሆተኮ፣ ክዚያ፣ ነው።

ቁጥሮች

ክንድ (፩)፣ ሁከት (፪)፣ ሦስት (፫)፣ ክሬት (፬)፣

ክምስት (፭)፣ ሰድስት (፮)፣ ሰገት (፯)፣ ሰምንት (፰)፣

ዘጠኝ (፱)፣ ክሥር (፲)።

ጥያቄና፡ መልስ

ጥያቄ

መልስ

ጤና፡ ያስጥራኝ፡ እንዲሁም፡
እድሩ?

ዲህና፡ እግዚአብሔር፡ ይመስገን።

እገብዎ፡ እንድ፡ ዲህና፡ ሆኑ፡
የኛ፡ እኮ?

ዲህና፡ ሆኑ፡ እሳግራገን፡ ኬምግ
ሲ፡ ሬኝ፡ ኮሌኝ፡ እኮ።

ሆኑ፡ ፋቅ፡ ነው?
እሳግራገን፡ ያውቃሉ?
ምን፡ እኮ?

የሰዓዊ፡ ፋቅ፡ እይደሰከም።
እዎ፡ ፉንጅ፡ እውቃሉ።
ምንም፡ እኮሉ።

ገብር፡ ጣቢያው፡ እዚያ፡ ነው?
እሳግራገን፡ ኬምገብር፡ ነገደህ፡
ፋቅ፡ ነው?

የሰዓዊ፡ እዚያ፡ እይደሰከም።
ፋቅ፡ እይደሰከም፡ ቅርብ፡ ነው።

በጣም፡ ጥሩ፡ እሳግራገን፡ ያው
ቃሉ?

የሰዓዊ፡ በጣም፡ ጥሩ፡ እይደሰከም።

ነገደህ፡ በስተግራ፡ ምን፡ እኮ?
ነገደህ፡ በስተግራ፡ ምን፡ እኮ?

እንድ፡ በጣም፡ ጥሩ፡ ሆኑ፡ እኮ።
ነገደህ፡ በስተግራ፡ እንድ፡ ኬምግ
ሲ፡ እኮ።

ገብር፡ ጣቢያው፡ ፋቅ፡ ነው?
ሆኑ፡ ፉንጅ፡ ነው?

እዎ፡ በጣም፡ ፋቅ፡ ነው።
እዎ፡ በጣም፡ ፉንጅ፡ ነው።

ገብር፡ ጣቢያው፡ የኛ፡ እኮ?

እሳግራገን፡ ኬምገብር፡ ሬኝ፡ ኮሌኝ።

እንደገና፡ ገብር፡ ግብያ፡ እኩ።
 ገዢህ፡ ሩቅ፡ ነው?
 የከም፡ ሩቅ፡ እይዳከም፡ ቆረጥ፡
 ነው።
 ከሚረገግ፡ ከምገብ፡ የት፡ ነው? እኩላ ቆም።

ሦስተኛ፡ ትምህርት
 3፡፡፡

የሐንሰ	እቶ፡ ተሰማሩ፡ እቶ፡ ከሰ፡ ኢት
ጤና፡ ይሰጥልኝ፡ ሰማ፡ ያ	የሐይደደደ፡ ናቸው።
ሐንሰ፡ ነው። የሐይደደደ?	ክገግ
ክገግ	ሰጣ፡ ሰጠው?
ክገግ፡ ነው። ኢት የሐይደደደ፡	የሐንሰ
ነደ?	ትናትና፡ ሰጠው።
የሐንሰ	ክገግ
ከሚረገግ፡ ነኝ። ነገር፡ ግን፡	እገክዎ፡ ሐንት፡ ሐንት፡ ነው?

የሐንታ
 ሦስት፡ ሰዓት፡ ነው።
 ነጠዳ
 ከግዚከተሎቹ፡ ይሰጥልኝ።
 የሐንታ
 ከብሮ፡ ይሰጠን።

ዐረፍተ፡ ነገሮች፡
 ክፍ፡ ክመገራገዳ፡ ነች።
 ኢትዮጵያዊ፡ ነህ?
 ከንቁ፡ ቆንቆ፡ ነህ።
 ከሰቀዋዊ፡ ነዎ። ከሰቀዋይ፡ ነዎት።
 ይህ፡ ሰው፡ ማን፡ ነው?
 ጥሩ፡ ሴት፡ ናት። ጥሩ፡ ሴት፡ ነች።
 ቀመገራዎች፡ ነን።

የሰጠሁ፡ ውስጥ፡ ንግግር፡
 መጽሐፍቶቻችሁን፡ ክፈቱ።
 ክብራችሁ፡ ገቡ።
 ከሁን፡ መጽሐፍቶቻችሁን፡ ዝጉ።

ከሰቀመገራዎች፡ ናችሁ።
 መጥፍ፡ ናቸው።
 ክርካቸው፡ ትጠቅ፡ ናቸው።

ጥያቄና፡ መልስ፡

ጥያቄ
 ሰጫ፡ ቀሰማ፡ ነው። ያረከዎት?
 ክርስቶስ፡ ክመገራገዳ፡ ነዎ?
 ክዚህ፡ መቼ፡ መጠጡ?
 ክቶ፡ ከመገና፡ ክቶ፡ ክጠጡ፡

መልስ
 ን። ነው።
 ክፍ፡ ኢትዮጵያዊ፡ ነች።
 ትናንት፡ መጣሁ። ትናንት፡ መጣሁ።
 ክካውቅዎ።

ጥያቄ

መልስ

መኝ፡ መጠ፡?

እርሰዎ፡ ተማሪ፡ ነዎ?

እማርኛ፡ ያውቃሉ?

እሰዎ፡ ቆንጁ፡ ሴት፡ ናት?

እቶ፡ ተሰማ፡ ምን፡ ያውቃሉ?

እቶ፡ ከማ፡ መጥሮ፡ ሰው፡

ነው?

እሰተዋይ፡ ነው?

ሁለትና፡ ሁለት፡ ሰንት፡ ነው?

ሦስትና፡ አራት፡ ሰንት፡ ነው?

እቶ፡ ተሰማ፡ ጤና፡ ነው?

እነሱ፡ እዚህ፡ ናቸው?

እሰተማሪዎች፡ እዚህ፡ መቼ

መጡ?

እዚህ፡ ሰንት፡ ሰዎች፡ መጡ?

እቶ፡ ነጠዳ፡ መጥሮ፡ ነው?

እቶ፡ ነጠዳና፡ እቶ፡ ከማ፡

ተማሪዎች፡ ናቸው?

እቶ፡ ነጠዳ፡ እዚህ፡ ነው?

እዎ፡ ተማሪ፡ ነኝ።

ትንሽ፡ እውቃሉሁ።

እዎ፡ በግም፡ ቆንጁ፡ ናት።

በግም፡ ጥሩ፡ እማርኛ፡ ያውቃሉ።

የሰዎ፤ እሱ፡ በግም፡ ጥሩ፡

ሰው፡ ነው።

እዎ፡ እሰተዋይ፡ ነው።

ሁለትና፡ ሁለት፡ አራት፡ ነው።

ሰገት፡ ነው።

እዎ፡ ጤና፡ ነው።

እዎ፡ እዚህ፡ ናቸው።

እኔ፡ እጎሁ ቆም።

ሁለት፡ ሰዎች፡ መጡ።

የሰዎ፤ መጥሮ፡ እይደሉም።

እዎ፡ እነሱ፡ ተማሪዎች፡ ናቸው።

እዚህ፡ እይደሉም።

ጥያቄ

መልስ

እርስዎ፡ ኢንፎርሜሽን፡ ነዎ?

አዎ፡ ኢንፎርሜሽን፡ ነኝ።

እርስዎስ?

አይ፡ አማራጭ፡ ነኝ።

ክስተማሪ፡ ነዎ?

የለም፤ ተማሪ፡ ነኝ።

ከቶ፡ ተሰማ፡ የት፡ ነው?

አዚህ፡ ነው።

መጽሐፍ፡ የት፡ አለ?

አዚህ፡ ነው።

እስከ፡ ክስተማሪ፡ ነኝ?

አዎ፡ ክስተማሪ፡ ነኝ።

አሁን፡ ጉልቅ፡ ነው?

የለም፤ ጉጌ፡ ነው።

ስንጉ፡ ሰዓት፡ ነው?

ክስር፡ ሰዓት፡ ነው።

ከቶ፡ ሰማ፡ ዲህና፡ ነው?

አዎ፡ በግም፡ ዲህና፡ ነው።

አዚህ፡ ዲህና፡ ክስተማሪ፡

አዎ፡ አንድ፡ ዲህና፡ ክስተማ

አለ?

ሬ፡ አለ።

ዲህና፡ አማርኛ፡ ያውቃሉ?

በግም፡ ጥሩ፡ አይደለም።

ከቶ፡ ገበዳና፡ ከቶ፡ ጁን፡ አዚህ፡ ትናንትና፡ መጡ።

መኙ፡ መጡ?

እሌተኛ፡ ጉምህርት፡

ገገግር

የሐገገ

ታክሊ፡ ነጂ

እገገገግ፡ ደህና፡ ሆቴሌ፡

ክሌት፡ ብር።

ኪያገደኛ፡ ይቻላሉ?

ገገገ

እግ፡ ጊዮ፡ ሆቴሌ፡ ደህና፡

ይመሰክሩል።

የክፍል፡ ውስጥ፡ ገገገ፡

የሐገገ

ይህ፡ ነገር፡ ገገገ፡ ገገገ፡ ይገኛል?

እግገገገ፡ የት፡ ነው?

እርሳስ፡ እለዎት?

ገገገ

የለኛግ።

በታክሊ፡ መሄድ፡ ይቻላሉ።

ብዙ፡ እርሳሶች፡ እለዎት?

የሐገገ

የለግ፡ እንድ፡ ብቻ፡ እለኛ።

እሺ፡ ታክሊ፡ እጠራለሁ።

ይደገገሙኛ።

ታክሊ፡ ነጂ፡

ይህን፡ ቃሉ፡ ይደገገሙት።

እሴት፡

እግገገገ፡ ይቻላሉ?

የሐገገ

እግ፡ እቻላለሁ።

እገገገግ፡ ጊዮ፡ ሆቴሌ፡ ያድር

ሉኛ። ለንጉስ፡ ልታገሉኛል?

ዐረብኛ፡ ንገሮች፡	መጽሐፍ፡ ቀይ፡ ነው።
አሙራ፡ ነገገዳ፡ ነው።	እናንዳንድ፡ ቆይታ፡ ናች።
እገረህ፡ እሙሪካ፡ ነው።	አሙራን፡ ነገገዳና፡ አሙራ፡ ነው።
እገገሽ፡ ሊገኝ፡ ነው።	እገገሽሁ፡ የች፡ ነው?
አምላክ፡ ማን፡ ነው?	መገናኛው፡ ግራ፡ እይዳለም።

ጥያቄና፡ መልስ

ጥያቄ

መልስ

መጽሐፍ፡ እኮዎች?	እዎ፡ እኮች። የለኝም።
ይህ፡ ተማሪ፡ እርሳሽ፡ እኮው?	እዎ፡ እኮው። የኮውም።
ተማሪዎች፡ ብዙ፡ እርሳሽ፡	እዎ፡ ብዙ፡ እርሳሽ፡ እካቸው።
እካቸው?	ብዙ፡ እርሳሽ፡ የኩዋቸውም።
እንተ፡ ብዙ፡ መጽሐፎች፡	እዎ፡ ብዙ፡ መጽሐፎች፡ አሉኝ።
እሉህ?	ብዙ፡ መጽሐፎች፡ የለኝም።
ጉምህርት፡ ቤቱን፡ ያውቃሉ?	እዎ፡ እውቃለሁ።
	የለም፡ እካውቅም።
መገናኛ፡ እካች?	እዎ፡ እካች። የካችም።
ሰዓት፡ እኮዎች?	እዎ፡ እኮች። የለኝም።
ጊዮን፡ ሆቴሉን፡ አያሳዩኝ።	እዎ፡ አችካለሁ።

ጥያቄ

መልስ

የችካሉ?

- መገናኛ: ኢያሱይ: የችካሉ? ከዎ: ከችካሉሁ።
- ከቶ: ነጠዳ: መገናኛ: ከለው? ከዎ: ከለው። የለውም።
- ከገገና: ከናጉ: ከሉህ? ከዎ: ከሉኝ። የሉኝም።
- ጊዮን: ሆተሪ: ጠገም: ጥሩ: ነው? ከዎ: ጠገም: ጥሩ: ነው።
ጠገም: ጥሩ: ከይደካም።
- ጊዮን: ሆተሪ: መሃድ: ይችካሉ? ከዎ: ከችካሉሁ።
- ከሰር: ገር: ከከዎት? ከዎ: ከለኝ።
ከሰር: ገር: የለኝም።
- ቀይ: መገናኛ: ከለህ? ከዎ: ከለኝ። መገናኛ: የለኝም።
- መገናኛዎች: ከሉዎችሁ? ከዎ: ከሉን። መገናኛዎች: የለንም።
- ከሰተላይት: መገናኛ: ከለው? ከዎ: ከለው።
ከሰተላይት: መገናኛ: የለውም።
- ገዙ: መገናኛዎች: ከሉት? ከዎ: ገዙ: መገናኛዎች: ከሉት።
ገዙ: መገናኛዎች: የሉትም።
- ከሰዎ: መጽሐፍ: ከሳት? ከዎ: ከሳት።
መጽሐፍ: የሳትም።
- ከሰተላይት: ደህና: ነው? ከዎ: ደህና: ነው።
ደህና: ከይደካም።

ጥያቄ

መልስ

እርስዎ፡ ክመርቲ፡ ይቻላሉ?

አዎ፡ እቻላለሁ።

ሰዓትህ፡ መጥፎ፡ ነው?

አዎ፡ መጥፎ፡ ነው።

መጥፎ፡ ክይደደከም።

ጥሩ፡ እርሳሱ፡ አለዎት?

አዎ፡ አከኝ። ሆኔም።

ጥሩ፡ እርሳሶች፡ አሉዎቻሁ?

አዎ፡ አሉን። ሆኔም።

ክቶ፡ ክበደ፡ ክመሪግ፡ መሃድ፡

አዎ፡ ይቻላሉ።

ይቻላሉ?

ቀዶ፡ መገና፡ አለህ?

አዎ፡ አለኝ። ሆኔም።

እነሱ፡ መገናዎች፡ አሉዎቻው?

አዎ፡ አሉዎቻው።

ሆኔዎቻውም።

መገናዎች፡ ጥሩ፡ ናቸው?

አዎ፡ ጥሩ፡ ናቸው።

ክገታዎ፡ ጥሩ፡ ሰዓት፡ አካቸው?

አዎ፡ አካቸው። ሆኔዎቻውም።

መገናቸሁ፡ ጠገም፡ ጥሩ፡ ነው?

አዎ፡ ጥሩ፡ ነው።

ጥሩ፡ አይደለም።

ቀመጫዎች፡ ክመርቲ፡ ያውቀሉ?

አዎ፡ ያውቀሉ።

ክገርህ፡ ሩቅ፡ ነው?

አዎ፡ ሩቅ፡ ነው።

ሩቅ፡ አይደለም።

መገናቸው፡ እዚህ፡ ነው?

አዎ፡ እዚህ፡ ነው።

እዚህ፡ አይደለም።

ጥያቄ

መልስ

ከስተማሪው፡ ገዢ፡ ተማሪ

ክዎ፡ እሱን።

ዎኛ፡ እሱን?

የሱንም።

ከገንዘብ፡ ከገብ፡ ያውቀሉ?

ክዎ፡ ያውቀሉ።

ገዢ፡ ገንዘብ፡ ራቅ፡ ነው?

ክዎ፡ ራቅ፡ ነው።

ራቅ፡ እይደለም።

ከገንዘብ፡ ተማሪ፡ ነይ?

ክዎ፡ ተማሪ፡ ነኝ።

ራቅም፡ እርሳን፡ እኮይ?

ክዎ፡ እኮኝ።

ከገንዘብ፡ ራቅም፡ ተማሪ፡ ከያደሰሁ

ክዎ፡ እኛንካሁ።

ኛ፡ ይኛንካሁ?

እምስተኛ፡ ገምህርት

ገገገር

የሐንሰ

እንግዳ፡ ተቀገይ

ጤና፡ ይሰጥልኝ?

ክዎ፡ እኮኝ።

እንግዳ፡ ተቀገይ

የሐንሰ

ጤና፡ ይሰጥልኝ።

ገራዩ፡ ሰንገር፡ ነው?

የሐንሰ

እንግዳ፡ ተቀገይ

ገንዘብ፡ ሆኖ፡ ሰጥቶ፡ ገዳ፡

ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ እኮኝ፡ ከሰጥሰር፡

ገንዘብ፡ እኮኝ?

ገር፡ ነው።

የሐንታ

የሐንታ

ክፍለገጽ፡ መጻፍት፡ አጠቃላይ፡፡ ከግዜክብራር፡ ይከፈላል፡፡

ከንግድ፡ ተቀጥሎ

ክፍለገጽ፡ ከሐንታ፡፡

የሐንታ

ክፍለገጽ፡ ከግድ፡ ጋር፡፡

በግድ፡ ጋር፡፡

የሐንታ፡ ክፍለገጽ፡ ከግድ፡ ጋር፡፡

ወይን፡ ከግድ፡ ጋር፡፡

ከንግድ፡ ተቀጥሎ

ቤት፡ ለግድ፡፡

በግድ፡ ጋር፡፡

ገንዘብ፡ ለግድ፡፡

ከግድ፡ ጋር፡፡

ሰውነት፡ ከግድ፡ ጋር፡፡

የሐንታ

ሌሎች፡፡

ሰውነት፡ ከግድ፡ ጋር፡፡

ሰውነት፡ ከግድ፡ ጋር፡፡

ቤት፡ ለግድ፡፡

ከግድ፡ ጋር፡፡

ከንግድ፡ ተቀጥሎ

ከግድ፡ ጋር፡፡

ከግድ፡ ጋር፡፡

ሌሎች፡፡

ከግድ፡ ጋር፡፡

ጥያቄና መልስ።

ጥያቄ

መልስ

ከቶ፡ ከበደ፡ ከገትና፡ ከናቱን፡
ወደ፡ ንምህረት፡ ቤት፡
ጠራቸው?

ከዎ፡ ከሉ፡ ሁከቱን፡ ወደ፡ ንም
ህረት፡ ቤቱ፡ ጠራቸው።

ከቶ፡ ተሰማ፡ ወዳመረገ፡
መኙ፡ ሂደ?

ትናንት፡ ሂደ።

ከቶ፡ ተሰማ፡ የት፡ ሆኖት፡ ክደረ? ክጊዮን፡ ሆኖት፡ ውስጥ፡ ክደረ።
ከቶ፡ ከበደን፡ ወደ፡ ሆኖት፡ ማን፡ ከቶ፡ ተሰማ፡ ክደረሰው።
ክደረሰው?

ከተሰማረዎ፡ ምን፡ ክከኙ?

ከተሰማረዎ፡ ተሰማረዎቹን፡
ጠራኙ።

ከንተና፡ ከቶ፡ ተሰማ፡ የት፡
ክረፋኙሁ?

ክጊዮን፡ ሆኖት፡ ውስጥ፡
ክረፋን።

ከንግዳ፡ ተቀገዩ፡ ክፍሎን፡
ክጎረቤት?

ከዎ፡ ሁከት፡ ጥሩ፡ ክፍሎኙ፡
ክጎረቤት።

ዕቃውን፡ ማን፡ ክከገገው?

ከንግዳ፡ ተቀገዩ፡ ክከገገው።

ክርስቶስ፡ ክሚረገ፡ ውስጥ፡
ከንት፡ ሰዎች፡ ክወቅሁ?

ክክር፡ ሰዎች፡ ክወቅሁ።

ከተሰማረዎች፡ ክንምህረት፡

ከምንት፡ ተሰማረዎች፡ ክደ።

ጥያቄ

መልስ

ቤት፡ ውስጥ፡ ስንት፡ ተማሪዎች፡ ነበሩ?
ጊዜያዊ፡ ስያሜ?

ተማሪዎች፡ ወደ፡ ፊት፡ ስንት፡ ስለተጨመሩ?
ቤተሰብ፡ መረጃ፡ ስለሰጡ?

ቀለም፡ ማን፡ ይጠቀሙ?

ክፍል፡ ስህተት፡ መረጃ፡ ስለሰጡ።

ተማሪዎችና፡ ስለተማሪዎች፡
ይገመቱ።

ወደ፡ ምንጣ፡ ቤት፡ መረጃ፡
ማን፡ ሊሰጥ?

ክፍል፡ ክብርና፡ ክፍል፡ ከሌሎች።

ክፍል፡ ክብርና፡ መጠን፡ ከሌሎች? ክፍል፡ ከሌሎች።

ከቤት፡ ገንዘብ፡ ስንት፡ ገቢ፡
ከሌሎች?

ከሌሎች፡ ክብርና፡ ገቢ፡ ከሌሎች።

ስለተማሪዎች፡ ገቢ፡ ክፍል፡
መጠን?

ከሌሎች፡ መጠን።

ክፍል፡ ክብርና፡ ምን፡ ነገር?

ወደሌሎች፡ መረጃ፡ ነገር።

የሌሎች፡ መጠን፡ ማን፡
ሰጠው?

ስለተማሪዎች፡ ሰጠው።

ተማሪዎች፡ ገቢ፡ ተመሳሳይ? ክፍል፡ ገቢ፡ ተመሳሳይ።

ክፍል፡ ማን፡ ይገኛል?

ክፍል፡ ተመሳሳይ፡ ይገኛል።

መጠን፡ ወደ፡ ፊት፡ ስንት፡ ስለተጨመሩ።

ጥያቄ

መከላከያ

ቤት፡ ማን፡ ወሰዱላ ?

ገገዎህሮች፡ ቤቱን፡ ማን፡

ዘጋላ ?

ገተማላውን፡ ማን፡ ዞረ ?

ሰላላው፡ ገማሪገገ፡ መኝ፡

መጣ ?

ሴትሶዎ፡ መኝ፡ ወዳ፡ ገገዎህሮ

ን፡ ቤት፡ ሂደኝ ?

ክቶ፡ ጁን፡ ክንድ፡ ከጌ፡ ሱሩ፡

ሰጠህ ?

ክቶ፡ ገበዳ፡ ጥሩ፡ ገገዎህሮች፡

ክከላ ?

ወዳ፡ ገገዎህሮች፡ ቤት፡ መሂድ፡

ራከገ ?

ክንግዳ፡ ተቀገቶ፡ ዱህሩ፡ ክፍፍ፡

ክከላ ?

ጌተህ፡ ወዳግሪገ፡ ሂደ ?

ክዚህ፡ ክንድ፡ ክንግዳ፡ መጣ ?

ተማሪዎች፡ ገዳ፡ ክፍፍ፡

ክቶ፡ ከሆ፡ ዘጋላ ::

ክገፍ፡ ዞረ ::

ትናንት፡ መጣ ::

ገራች፡ ሰዳች፡ ሂደኝ ::

ክዎ፡ ሰጠኝ ::

ክዎ፡ በጣሞ፡ ጥሩ፡ ገገዎህሮች፡

ክከላ ::

ክዎ፡ ራከገ ::

ክዎ፡ ክንድ፡ በጣሞ፡ ጥሩ፡

ክፍፍ፡ ክከላ ::

ክዎ፡ ትናንት፡ ሂደ ::

ክዎ፡ ክንድ፡ ክንግዳ፡ መጣ ::

ክዎ፡ ሰገዎንት፡ ገዳ፡ ክፍፍ፡

ጥያቄ

መልስ

ፊት?

ፊት።

አንድ፡ ስንት፡ ገንዘብ?

አንድ፡ ገንዘብ።

አንድ፡ ስንት፡ ገንዘብ?

አንድ፡ ገንዘብ።

አንድ፡ ገንዘብ፡ ይህን፡ አንድ፡

አንድ፡ አንድ።

አንድ፡ ስንት፡ አንድ?

አንድ፡ ስንት፡ ገንዘብ፡ ስንት፡

አንድ፡ አንድ፡ ስንት፡ ገንዘብ።

ስንት?

አንድ፡ ስንት፡ አንድ፡ ገንዘብ፡ አንድ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ።

ስንት፡ ስንት፡ ስንት፡ ገንዘብ?

ገንዘብ፡ ስንት፡ ገንዘብ?

አንድ፡ ገንዘብ።

ገንዘብ፡ ስንት፡ ገንዘብ?

አንድ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ።

ገንዘብ፡ ስንት፡ ገንዘብ?

አንድ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ።

ገንዘብ፡ ስንት፡ ገንዘብ?

አንድ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ።

ገንዘብ፡ ስንት፡ ገንዘብ?

አንድ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ።

ገንዘብ፡ ስንት፡ ገንዘብ?

አንድ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ።

ገንዘብ፡ ስንት፡ ገንዘብ?

አንድ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ።

ድርሰት

ትናንሽ፡ ወዳቶ፡ ቦሐንሰ፡ ቤት፡ ሃድሁና፡ አገቻና፡
 እናቱን፡ እየሁ። አቶ፡ ቦሐንሰ፡ በጣም፡ ጥሩ፡ አገቻና፡
 እናት፡ አሉት። እነሱ፡ አስተማሪዎች፡ ናቸው። አሉ፡
 በጣም፡ ጥሩ፡ መገና፡ አካው። አኛ፡ በመገናው፡ ወዲ፡
 ትምህርት፡ ቤቱ፡ ሃድንና፡ ምግብ፡ ቤቱን፡ እየገኘ። ትምህ
 ርት፡ ቤቱ፡ በጣም፡ ጥሩ፡ ነው። አቶ፡ ነገረና፡ አቶ፡ ተ
 ለመ፡ እዚህ፡ ትምህርት፡ ቤት፡ ውስጥ፡ አሉ። እነሱ፡
 ኪቶሎጎጂያዊያን፡ ናቸው። ነገር፡ ግን፡ አቶ፡ ቦሐንሰ፡ አመጪ
 ሌገደ፡ ነው።

ጥያቄዎች

- አቶ፡ ቦሐንሰ፡ ምን፡ አካው?
- አቶ፡ ቦሐንሰ፡ ኪቶሎጎጂያዊ፡ ነው?
- ወዳቶ፡ ቦሐንሰ፡ አገቻና፡ እናት፡ ቤት፡ መቼ፡ ሃድሁ?
- አቶ፡ ቦሐንሰ፡ መገና፡ አካው?
- በትምህርት፡ ቤቱ፡ ውስጥ፡ ኪቶሎጎጂያዊያን፡
 ተማሪዎች፡ አሉ?

ምግብ፡ ቤቱ፡ ሦቶ፡ ናህ።?

ከገንዘብ፡ ከገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ?

ከገንዘብ፡ ከገንዘብ፡ ከገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ከገንዘብ?

ከገንዘብ፡ መገንዘብ፡ ከገንዘብ?

ሰድስተኛ፣ ጉምህርት

ገገግር

ከሰማ

ከሰማ

ከቶ፡ ከጠዳ፣ ነገ፡ ጥዋት፡ ምን፡
ትሠራከህ?

ከንግዲያማ፡ ከቲጋ፡ ሆቲል፡ ሌሎ፡
ጠከዱከት፡ ሰዓት፡ ከንገሩኝ።

ከጠዳ

ከጠዳ

ነገ፡ ጥዋት፡ ሠጭ፡ ጉዳይ፡ ማረፊ
ሰቲር፡ ቀጠሮ፡ ሰካኮኝ፡
ከዚያ፡ ከሂዳከሁ።

መከገም፣ ከመጣከሁ።
ጠብቀኝ።

ከሰማ

ቀጠሮሠ፡ ከሰማን፡ ጋር፡ ነሠ?

ከጠዳ

ዐረፍተ፡ ነገሮች፡

ከሠጭ፡ ጉዳይ፡ ማረፊሰቶ፡
ጋር፡ ነሠ።

ሠዳ፡ ሱቅ፡ ከሂዳከሁ።
ካሚሪካን፡ ከምገሉ፡ ትመጣከህ?
ተማሪዎቼን፡ ተያከኸ?

ከሰማ

ከዚያ፡ ጠፏካሰ፡ ምን፡ ትሠ
ራከህ?

ከርሰዎ፡ ሠዳ፡ ከዲሰ፡ ከጠገ፡
መኝ፡ ይሂዳኩ?

ከጠዳ

ሠዳ፡ ከተሰማ፡ ከሠራሂዱ፡ ጠሬኝ፡

ከዚያ፡ ጠፏካ፡ ሥራ፡ ሰከኝም።
ነፃ፡ ነኝ።

ሱሩ፡ ይጠጣኑ።
ሆቲል፡ ትራክጋኮች።

በሁከት ሰዓት ውስጥ ወደ ነጠቀሳ ማረፊያው ገር። ወደ
 ቤት እንመጣለን። ገደብ ላይ ቤት የሂዳኩ።
 ቤቱን ዛሬ ታያህኛለሁ።

ጥያቄና መልስ

ጥያቄ

መልስ

እቤት ውስጥ ማደር ማን ይህ ሊሆን?	እቶ ገበያና እቶ ከላይ ይህ ሆኖታል።
እቶ ከላይ ነገ ሆኖ የሂዳኩ? ወደ ቀጠላ ነገ የሂዳኩ?	ወደ ነገ ሆኖ የሂዳኩ። እቶ በሁከት ሰዓት እሂዳኩ።
ገደብ ላይ ቤቱን መቼ የገኘ ሆኖታል?	ነገ የገኘ ሆኖታል።
ነገ ጥያቄ ሆኖ መሆኑ የሆነ ሆኖታል?	ወደ ገደብ ላይ ቤት መሆኑ እህህ ሆኖታል።
ከገደብ ላይ ገደብ ላይ የገኘ ሆኖታል?	እቶ ገበያና እቶ የገኘ ሆኖታል።
የህንጻው መሆኑ ወደ ገደብ ላይ ቤት ማን ይህ ሆኖታል?	እኔ እውነት ሆኖታል።

ጥያቄ

መከከ

ሰቃይ፡ ጠመንጫው፡ ውስ ከዎ፡ እሌገክሁ።

ጥ፡ ማስገገጥ፡ ገረገጥ

ያክሽ?

የህ፡ ናገሮ፡ ምን፡ ያገካሉ? መክሐፍ፡ ያገካሉ።

መገ፡ ወደ፡ ከንቺ፡ ያመጣሉ? ዛሬ፡ ያመጣሉ።

መገንጫው፡ መገ፡ ማየ፡ ነገ፡ ማየ፡ እሌገክሁ።

ገረገጥያክሽ?

ኋካ፡ ምን፡ ገራራህ? ወደ፡ ገምህሮ፡ ለ፡ እህዳህ።

እዚህ፡ ማንን፡ ገጠጠቅያክሽ? ከ፡ ከማን፡ እጠጠቅሁ።

ከላ፡ ከን፡ ያገኛካሉ? ከላ፡ ገላ፡ እገኛካሉ።

መገንጫህ፡ ከማን፡ መሰጠ፡ ካገ፡ እሰጣሁ።

ገረገጥህ?

የውጭ፡ ገዳይ፡ ማረከ፡ ገንጠ፡ ያደርሳሉ።

ወደ፡ ለታ፡ ማን፡

ያደርሳሉ?

ከዲስ፡ ከገገ፡ ውስ፡ የ፡ ገዳይ፡ ሆኑ፡ እርሳሉ።

ታረገያክሽ?

ድርሰት

ከንድ፡ ሰው፡ ወደ፡ ሠራተኛ፡ ክፍሉ፡ ገመገሞ፡ ገሰ፡
 ስህ፡ ክፍሉ፡ ማወቅ፡ ይረከታል። ክፍሉ፡ ሰው፡ ክፍሉ፡
 ክፍሉ፡ ክፍሉ፡ ሰው፡ ክፍሉ፡ ሰው፡ ሰው፡ ሰው፡
 ክፍሉ፡ ሰው፡ ሰው፡ ሰው፡ ሰው፡ ሰው፡

ገመገሞ፡- ክፍሉ፡ ሰው፡ ሰው፡ ሰው፡ ሰው፡ ሰው፡ ሰው፡
 ሰው፡

ሰው፡- ክፍሉ፡ ሰው፡ ሰው፡ ሰው፡ ሰው፡

ገመገሞ፡- ሰው፡ ሰው፡ ሰው፡ ሰው፡

ሰው፡- ሰው፡ ሰው፡ ሰው፡ ሰው፡ ሰው፡

ገመገሞ፡- ሰው፡ ሰው፡ ሰው፡ ሰው፡

ሰው፡- ሰው፡ ሰው፡ ሰው፡ ሰው፡ ሰው፡

ገመገሞ፡- ሰው፡

ሰው፡- ሰው፡ ሰው፡ ሰው፡ ሰው፡ ሰው፡ ሰው፡

ሰው፡ ሰው፡ ሰው፡

ገመገሞ፡- ሰው፡ ሰው፡ ሰው፡ ሰው፡ ሰው፡

ሰው፡- ሰው፡ ሰው፡ ሰው፡ ሰው፡ ሰው፡

ጥያቄዎች:

በጌታ፡ ክላሳ፡ ውስጥ፡ ማን፡ ነበር?

አቶ፡ ክብሩ፡ የት፡ ሄደ?

አቶ፡ ክብሩ፡ አቶ፡ ከሆነ፡ ከሆነ፡ ጠየቀው?

አቶ፡ ክብሩ፡ ምን፡ ሆነ?

አቶ፡ ክብሩ፡ ማን፡ ጌታ፡ ሄደ?

አቶ፡ ክብሩ፡ ማን፡ አቶ፡ ከሆነ፡ ጌታ፡ ከሆነ፡ ሄደ?

አቶ፡ ክብሩ፡ አቶ፡ ከሆነ፡ ምን፡ ነው?

አቶ፡ ከሆነ፡ አቶ፡ ክብሩ፡ ምን፡ ጠየቀው?

አቶ፡ ክብሩ፡ ምን፡ ነው?

አቶ፡ ክብሩ፡ በክላሳ፡ ውስጥ፡ ስንት፡ ጊዜ፡

ጠየቀው?

ሰገተኛ፡ ፊምህርቱ

ጓግግር

ገበዳ

(ከክጓድ፡ ፓኪስ)

ጤና፡ ይስጥኮኝ፡ እንደምን፡ ጤና፡ ይስጥኮኝ?

አኑ?

ፓኪስ

መንገድኛ

ጤና፡ ይስጥኮኝ።

እግዚአብሔር፡ ይመስገን፡

ገበዳ

ዲህና።

ወደ፡ አዲስ፡ ገብሎት፡ ከመሄድ፡

ገበዳ

ፊክት፡ ነገርና፡ እውቀት፡ ለገንዘብ፡

እገክዎ፡ ወደ፡ አዲስ፡ ገብሎት፡

የት፡ እንደማንኛው፡ እካው

ማ፡ ገብሎት፡ እውቀት

ቅም።

ስ፡ መሄድ፡ እችላለሁ?

ፓኪስ

መንገድኛ

ገዚህ፡ መንገድ፡ ማድ፡ ያን፡

በሁኔታ፡ እካው ቅም፡ ነገር፡

ያውቅሁስ፡ ማቆሚያ፡

ግን፡ ያ፡ ፓኪስ፡ ምናልባ

ያያኑ?

ት፡ ከነግርዎት፡ ይችላሉ?

ገበዳ

ገበዳ

አዎ፡ እያሉ።

እሺ፡ እግዚአብሔር፡ ይስጥኮኝ፡

ፓኪስ

ኮኝ፡ እጠየቀዎክሁ።

እዚያ፡ ይሂዱና፡ ይጠብቁት።

ከጠፍ

ፓኪስ

ከመሰግንዎታክሁ።

ምንም፡ ክቶደሉ።

ጥያቄና፡ መከሰ

ጥያቄ

መከሰ

ትምህርት፡ ቤቱን፡ ክያቸሁት? ክዎ፡ ክሰናው።

ክስተማሪዎን፡ ወደ፡ ትምህርት ክዎ፡ ጠራናት።

ት፡ ቤት፡ ጠራቻኋት?

ክንድ፡ መድሐፍ፡ ትሰጡታካ ክዎ፡ ክንሰጠዎክን።

ቻሁ?

ክዲስ፡ ክተማን፡ ያውቁታክ? ክዎ፡ ክውቀዎክሁ።

ዛሬ፡ ትጠራዎክሽ?

ክዎ፡ ክጠራዎክሁ።

መገናኛን፡ ትገጥታክህ? ክዎ፡ ክገጥታክሁ።

ክቶ፡ ክሰጥን፡ ጠየቀቻሁት? ክዎ፡ ጠየቅናው።

ክስተማሪዎን፡ ትምህርት፡ ክዎ፡ ዘኑት።

ቤቱን፡ ዘኑት?

ጥያቄ

መልስ

ያቶ፡ ነጠዔ፡ ስገት፡ ታላቁ ስዎ፡ ስናሠቅዎኮን።
ታካኝሁ?

ገቡር፡ ጣቢያውን፡ ታደታካኝሁ? ስዎ፡ ስናሰዋኮን።
ታሳገረው፡ ስለታሳገረውን፡

ከመሰገነው? ስዎ፡ ከመሰገነው።

ከህጉህን፡ ስንደምህሮት፡ ቤት፡ ስዎ፡ ስለገገኝት።
ስለገገህት?

ስቶ፡ ከሳጣ፡ ያዲስ፡ ስበገን፡ ስዎ፡ ስሠቀው።

ገቡር፡ ጣቢያ፡ ስሠቀው?

ስቶ፡ ነጠዔ፡ ከህጉ፡ ስንደ፡ ስዎ፡ ሰጣት።

ከኒ፡ ስና፡ ሰጣት?

ስቶ፡ ነጠዔ፡ ገንዘብ፡ ካበረው? ስዎ፡ ካበረው።

ስገትዎን፡ ጠየቁዎቻው? ስዎ፡ ጠየቅኋቸው።

ነጠዔን፡ ሃሌ፡ ያደታኮ?

ስዎ፡ ስሰዋኮሁ።

ስለታሳገረው፡ መገንዳ፡ ስዎ፡ ስንደ፡ መገንዳ፡

ያሰጡቸኮ? ያሰጡኛኮ።

ስቶ፡ ነጠዔን፡ ታላቁ ታካኝ ስዎ፡ ስናሠቅዎኮን።
ሁ?

ጥያቄ

መሪሳ

እስተማሪህን፡ ንጠራቸዋ

እዎ፡ እጠራቸዋከሁ።

ከህ?

እውቶሉሉ፡ ማቆሚያ፡ ንገጃሽ

እዎ፡ ተገኛኛከህ።

ከሁ?

ነገመንገዱ፡ ማደ፡ ያውቶሉሉ

እዎ፡ እየዋከሁ።

ን፡ ማቆሚያ፡ ተየዋከህ?

ቤንሽን፡ ከፊ፡ ተሳይኛከሽ?

እዎ፡ እሳይዎታከሁ።

ወንድምህን፡ እንደምህሮን፡

እዎ፡ እስገገዋከሁ።

ቤን፡ ተስገገዋከህ?

ከከ፡ መኪናው፡ ነገደን፡

እዎ፡ ክመሰግኝዋከሁ።

ታመሰግኗዋከሽ?

ዛሬ፡ እገንፍ፡ እናንዳን፡ ይጠ

እዎ፡ እጠይቃቸዋከሁ።

ይቀዋቸዋከ?

እህንዳን፡ ወደ፡ ንምህሮን

እዎ፡ እወስዳታከሁ።

ቤን፡ ይወስዱዋታከ?

ኪንቶቱያን፡ ያውቁዋታከ?

እዎ፡ እውቃታከሁ።

ሚስትዎን፡ ይወስዱዋታከ?

እዎ፡ እወስዳታከሁ።

እህንህን፡ እየህን?

እዎ፡ እየሁዋን።

መፍሐፍ፡ ነገራን?

እዎ፡ ነገራን።

በእዲስ፡ ነጥላማ፡ ሠላም፡ ብዙ፡ የሠወደሐዳ፡ ሱቆች።
 ሆተኩችና፡ ሲኒማ፡ ሲቶች፡ ኸኩ። ኸቲጌ፡ ሆተኩ፡ ሠላም፡
 መከገም፡ ምግግ፡ ኸኩ።

ኸንድ፡ ሰሠ፡ ያሚሪገን፡ ሲኒማ፡ ከማየን፡ ሲራገግ።
 ሠዳ፡ ኸንድ፡ ሲኒማ፡ ሲቶ፡ ሠላም፡ መሃድና፡ ማየን፡ ያቸካጉ።
 የሲኒማ፡ ዋጋ፡ ብዙ፡ ኸይደከም።

ጥያቄዎች፡

- የኢትዮጵያ፡ ዋና፡ ነጥላማ፡ ማን፡ ያገካጉ?
- እዲስ፡ ኸበገ፡ ሠላም፡ ምን፡ ኸኩ?
- ያዲስ፡ ኸበገ፡ ሕዝብ፡ ከንት፡ ናሠ?
- ሠዳ፡ ኸዲስ፡ ነጥላማ፡ በምን፡ መሃድ፡ ያቸካጉ?
- የነጥላማ፡ ገሥቶች፡ መከገም፡ ናቸው?
- እዲስ፡ ኸበገ፡ ሠላም፡ ሲኒማ፡ ሲቶች፡ ኸኩ?
- የሲኒማ፡ ዋጋ፡ ከንት፡ ናሠ?
- ኸቲጌ፡ ሆተኩ፡ የት፡ ኸኩ?
- በሆተኩ፡ ሠላም፡ ምን፡ ኸኩ?
- ጥፋ፡ ምግግ፡ የት፡ ኸኩ?

ክንፍ፡ ሰው፡ ለመግባት፡ ሲረዳ፡ ሆኖ፡ ማሞት፡ ይችላል?

ለምንተኛ፡ ትምህርት

ንግግር

ክጠዳ

የሐንታ

ጥያቄ፡ ጥያቄ፡ ምን፡ ታዲያ
ይካሄድ?

ጥብብ፡ ክንቁላል፡ ዳቦ፡ በቅቤ፡
ክብካካሁ።

የሐንታ

የብርቱካን፡ ጭማቂ፡ ሱና፡

ካክጋዬ፡ ክንጎና፡ ሌቲን፡ ክታ
ጠጣካሁ።

በወቅት፡ ክጠጣካሁ።

ክጠዳ

ክጠዳ

በከንፍ፡ ሰዓት፡ ወደ፡ ትምህርት፡

ክቁርብ፡ በሬት፡ ታጠናካህ?

ቤት፡ ትሂዳካህ?

የሐንታ

የሐንታ

የከፍ፡ ክቁርብ፡ በጌካ፡ ነው።

በሁከት፡ ሰዓት፡ ታገኙል፡ ክሂ

ክጠዳ

ዳካሁ።

ምን፡ ዓይነት፡ ቁርብ፡ ትጠካ
ካህ?

ቀጥሮች

ክብራ፡ ክንድ፡ (iē)

ክብራ፡ ብድከት፡ (iē)

ክብራ፡ ሁከት፡ (iē)

ክብራ፡ ሰጣት፡ (iē)

ክብራ፡ ሦስት፡ (iē)

ክብራ፡ ስምንት፡ (iē)

ክብራ፡ ክሬት፡ (iē)

ክብራ፡ ዘጠኝ፡ (iē)

ክብራ፡ ክምስት፡ (iē)

ሀያ፡ (ē)

ጥያቄና፡ መከሰ

ጥያቄ

መከሰ

መገናኛውን፡ ካት፡ ነጠዳ፡

ትናንት፡ ሰጠኛው፡፡

መኝ፡ ሰጣችሁት?

ሚስትዎን፡ ክዲስ፡ ክጠግ፡

ዛሬ፡ ክዲረሰሁዎት፡፡

መኝ፡ ክዲረሰዎት?

ክከተላላዊዎችን፡ የት፡ ክገር፡

ክሚረገ፡ ልሰጥ፡ ክየሁዎቻል፡፡

ክየዎቻል?

የፊን፡ መድሐኛ፡ ማን፡ ወሰ

ክት፡ የሐንሰ፡ ወሰዱ፡፡

ዱ፡፡

ከተላላዊዎ፡ መገናኛ፡ ማን፡

ክገንገና፡ ክናንዎ፡ ሰጠዎት፡፡

ሰጣች?

ጥያቄ

መልስ

የፊት፣ ቤት፣ ማን፣ ከሳዎዎ?

ተማሪዎች፣ ከሳዶች።

ክገርህን፣ ማን፣ ክፍቀው?

ክስተማሪዎች፣ ክፍቀች።

ያስተማሪዎች፣ መኪና፣

ክስተማሪዎች፣ ፊት?

ማን፣ ፊት?

እቶ፣ ከማን፣ እቶ፣ ክገርህን?

ዛሬ፣ ክስተማሪዎች፣ ገንዘብ፣ ጠራ

ወደ፣ ገንዘብ፣ ቤት፣

ቸው።

መቼ፣ ጠራቸው?

ክስተማሪው፣ ገንዘብን፣ መቼ፣

ክስተማሪው፣ ገንዘብ፣ ክፍቀው።

ክፍቀው?

እዚህ፣ ማንን፣ ጠጠቀው?

እቶ፣ ክገርህን፣ ጠጠቀው።

ቤትን፣ መቼ፣ ጠጠቀው?

እቶን፣ ጠጠቀው።

መኪናውን፣ መቼ፣ ጠጠቀው?

ዛሬ፣ ክስተማሪው፣ ጠጠቀው።

ሆኑ?

ክስተማሪዎችን፣ ተማሪዎችን

ገንዘብ፣ ጠጠቀው።

ቸው፣ ጠጠቀው?

ቸው?

ተማሪዎችን፣ መቼ፣ ጠጠቀው?

እቶን፣ ክስተማሪው፣ ጠጠቀው።

ቸው?

ቸው።

ጥያቄ

መልስ

ያቶ፡ ነጠዳ፡ ሉና፡ ማ፡ ተሳታፊ፡ ጠጣኛው።
ጠጣው?

ያቶ፡ ነጠዳ፡ መኪና፡ የቶ፡ ወደ፡ ክላሪ፡ ወሰደው።
ወሰደኝሁት?

መኪናው፡ ማ፡ ወሰደው? ክቶ፡ ከላ፡ ወሰደው።

መድሐኑ፡ የቶ፡ ክደረሱት? ገምገሞች፡ ቤት፡ ክደረሱት።

መኪናው፡ ማ፡ ዘጋው? ያቶ፡ ነጠዳ፡ ማሰት፡ ዘጋኛው።

ገምገሞች፡ ቤት፡ ማ፡ ከተሳታፊዎች፡ ዘሩት።
ዘረው?

መድሐኑ፡ ከላ፡ ለጠሽ ከተሳታፊው፡ ለጠሁት።
ው?

ክቶ፡ ከላ፡ ወደ፡ ገምገሞች፡ ነገ፡ ጠላም፡ ለዳት፡ የሂደት
ቤት፡ መቼ፡ የሂደት? ሌ።

ቁርስ፡ መቼ፡ ገብካኮህ? ጥዎች፡ ክብካኮሁ።

ዛሬ፡ የቶ፡ ገረዳካችሁ? ወደ፡ ክደረሱ፡ ነገተላ፡ ክፍላ
ዳከን።

ወደ፡ ገምገሞች፡ ቤት፡ ማ፡ ያቶ፡ ከላ፡ ክገት፡ መጡ።
መጣ?

ጥያቄ

መልስ

ቁርብ፡ ምን፡ ችግኝነት?

ጥብብ፡ እንቁላት፡ ቅጥር፡ ዳ

ብ፡ እገኛለሁ።

ከቁርብ፡ ምን፡ ችግኝነት?

ወተን፡ የብርቱካን፡ ጭማቂ፡

እጠጣለሁ።

ቁርብን፡ የገ፡ ችግኝነት
ንገሁ?

እገታችን፡ ውስጥ፡ እንገኛለን።

ዛሬ፡ ችግኝነት፡ ማን፡

የፎ፡ ወንድም፡ ያጠናል።

ያጠናል?

ጥዋን፡ ጥዋን፡ የገ፡ ችግኝነት
ንገሁ?

ወደ፡ ችግኝነት፡ ቤት፡ እንሄዳለን።

ሰንገር፡ እገታችን፡ እገታችን?

እገታ፡ እገታችን፡ እገታችን።

ችግኝነት፡ ቤት፡ ማን፡ እገታ
ነ?

እገታ፡ እገታችን።

እገታ፡ እገታ፡ ሰንገር፡ መገናኛ
ች፡ እገታ?

ሦስት፡ መገናኛች፡ እገታ።

ዛሬ፡ ገብተን፡ ሰንገር፡ እገታ
ንገሁ?

እገታ፡ ያገኛለሁ።

መገናኛች፡ እገታ፡ መገናኛ
ች፡ ችግኝነት?

ነገ፡ እንገኛለን።

ጥያቄ

መልስ

ገንዘብዎን፣ ኮሚሽን፣ ቀሪዎች ከሚጠበቁት፣ አሰጣጥተዎት?
ታሪክ?

ሚጠበቁት፣ ሆኖች፣ ተያይዞታ? አንድምህርት፣ ሌሎች፣ ውስጥ፣
አይደለም።

መደብራትን፣ ሆኖች፣ ችግር ወይንም ሌሎች፣ አወጣጥተዎት?
ጊዜዎች?

አዲስ፣ መጠን፣ ማን፣ ይህን ስጦት፣ ቀሪዎች።
ሰጥተዎት?

ሆኖች፣ መጠን፣ ማን፣ ይህን ስጦት፣ አይደለም።
ገደብ?

ወይንም ሌሎች፣ ሆኖች፣ ማን፣ አስተማሪዎች፣ ይጠራሉ።
ይጠራሉ?

ገንዘብን፣ ሆኖች፣ አጠቃላይ ስህተት፣ አንድምህርት።
ቻሉ?

አዲስ፣ አጠቃላይ፣ ማን፣ አቶ፣ ጠባብ፣ አጠቃላይ፣ አቶ።
አቶ?

አቶ፣ ጠባብ፣ ወይንም አዲስ፣ ወንጀል፣ አዲስ።
አጠቃላይ፣ ማን፣ አዲስ

ሌሎች?

ጥያቄ

መሪ

እድራሻሽን፡ ማን፡ እወቃው? እኔ፡ እወቅሁኝ።

መድሐሌን፡ ሦስት፡ እገኛለሁ? እንተ፡ ቤት፡ ልሳን፡ እገኛለሁ።

እቶ፡ ከሰዓት፡ መጣ፡ ይገናኙ እሁን፡ እገናኛለሁ።

ታሪክ?

ሦስት፡ እገኛለሁ?

እዲህ፡ ከሰዓት፡ ልሳን፡ ታገኛለሁ።

ግራፍ።

መጣ፡ ገንዘብ ታሪክ?

ዛሬ፡ እገኛለሁ።

እስከሰዓት፡ ማን፡ ይገናኙ

እቶ፡ ከሰዓት፡ ይገናኛለሁ።

ገንዘብ?

ከሰዓት፡ ሦስት፡ ታገኛለሁ?

እንደሰዓት፡ ቤት፡ ልሳን፡ እገኛለሁ።

ገንዘብ።

እስከሰዓት፡ ማን፡ ገንዘብ

እኔ፡ እዲህ፡ እስከሰዓት፡ ገንዘብ

ታሪክ?

ገንዘብ።

መጣ፡ ማን፡ ይገናኙ?

እቶ፡ ከሰዓት፡ ይገናኛለሁ።

እዲህ፡ ማን፡ ይገናኛለሁ?

ከሰዓት፡ ይገናኛለሁ።

ቤት፡ መጣ፡ ገንዘብ ታሪክ?

እገኛለሁ፡ እንደሰዓት፡ ይገናኛለሁ።

እስከሰዓት፡ ሦስት፡ ታገኛለሁ?

እዲህ፡ እስከሰዓት፡ እገኛለሁ።

ታሪክ?

ገንዘብ።

ጥያቄ

መልስ

መገናኛውን፡ መቼ፡ ትሰጡኛ ካችሁ?

ነገ፡ ከሰዓት፡ ጠቂካ፡ እንሰጥ ሃክን።

ቀላላዎቹን፡ ወዲ፡ ገምገሞች ገ፡ ሴት፡ መቼ፡ ገጠሩዎ ችዎካችሁ?

ነገ፡ እንጠራቸዎክን።

ሱሩ፡ ሶት፡ ገጠጣካችሁ?

አዲህ፡ እንጠጣክን።

መገናኛውን፡ ማን፡ ይዘጋጃል?

ቀላላው፡ ይዘጋጃል።

ከተላላውን፡ ማን፡ ይዘረዝራል?

ከተላላዎቹ፡ ይዘረዝራል።

መገናኛውን፡ ማን፡ ይሰጥሃል?

አገሩ፡ ይሰጥላል።

ከተላላውን፡ ማን፡ ይሰጥሃል?

እኔ፡ እመሰግናለሁ።

እኛ፡ ከጠደ፡ ስንት፡ መገናኛዎች ይሰጥሃል?

ሁከት፡ መገናኛዎች ይሰጡኛል።

ጠላትን፡ ሰዓት፡ ተነሳችሁ?

ጠላትን፡ ሰዓት፡ ተነሳን።

ደብዳቤ፡ ጠቅላይ፡ መቼ፡ ጠራ?

ትናንት፡ ጠራ።

ግልጽ ገቢ፡ ጠላትን፡ ሰዓት፡ ተነሳችሁ?

ጠላትን፡ ሰዓት፡ ተነሳል፡ እንደ ገቢ።

ነገ፡ ምን፡ ይደርጋል?

ወዲ፡ ከተላላ፡ እሳታላል።

ጥያቄ

መከላ

መገናኛውን፡ እዚህ፡ ማን፡
እደረሰው?

እስተማሪዎች፡ እደረሰኝ።

ከትምህርት፡ ሦስት፡ መሃድ፡
ትሬኒንግቶችሁ?

ወደ፡ እማሪካ፡ መሃድ፡ እንጂ
ከጋሪ።

ወደ፡ ቤታችሁ፡ ማንን፡ መጥ
ራች፡ ትሬኒንግቶችሁ?

ያች፡ ለሐንሰን፡ እናች፡ መጥ
ራች፡ እንጂከጋሪ።

ድርሰት

እች፡ ለሐንሰን፡ እማሪካዎ፡ ተማሪ፡ ነው። እርሱ፡
እማርኛ፡ ያጠናካ። ጥዎች፡ ጥዎች፡ ጠክንድ፡ ሰዓት፡ ነገሪ
ጋው፡ ይነሳና፡ ሌቶን፡ ይታጠጣሉ። ጠሁካች፡ ሰዓት፡ ከቋ
ርስ፡ ወደ፡ ምግብ፡ ስት፡ ይሄድና፡ ለገርቱንን፡ ጭማቂ፡
ይጠጣሉ።

ነገሪንድ፡ ሰዓት፡ ጠጋካ፡ እንቁካሉ፡ ጥገሰና፡ ዳቦ፡ ጠ
ቅቤ፡ ይጠናና፡ ሱና፡ ጠወቶች፡ ይጠጣሉ።

ጠሁካች፡ ሰዓት፡ ተገኙ፡ መድሐኒቶችን፡ ይደገግና።

ከኪኮች፣ ቀመሪዎች፣ ጋር፣ ወደ፣ ጉምህሮች፣ ቤቱ፣ ያህዳክ።

ጥያቄዎች

ከቶ፣ ሉሐንገ፣ ምን፣ ያደርጋክ?

ክርሱ፣ የቶ፣ ያጠናክ?

ካከጋው፣ ጠከንቶ፣ ሰዓቶ፣ ያነገክ?

ሬቶን፣ የቶ፣ ያታጠገክ?

ከቁርሱ፣ የቶ፣ ያህዳክ?

ከቁርሱ፣ ምን፣ ያበካክ?

ክርሱ፣ ክቁርሱ፣ ጠሬቶ፣ ምን፣ ያጠጠገክ?

ክቁርሱ፣ ጠጂካ፣ ምን፣ ያጠጠገክ?

ወደ፣ ጉምህሮች፣ ቤቶ፣ ጠከንቶ፣ ሰዓቶ፣ ያህዳክ?

ወደ፣ ጉምህሮች፣ ቤቶ፣ ክመህረዱ፣ ጠሬቶ፣ ምን፣

ይያዛክ?

ከክርሱ፣ ጋር፣ ወደ፣ ጉምህሮች፣ ቤቶ፣ ማን፣ ያህዳክ?

ዘጠነኛ፡ ትምህርት፡

ጓግግር

ነጠዳ

ወደ፡ ትምህርት፡ ቤት፡ ነጻድ

ህ፡ ጠፏካ፡ ምን፡ ትሠራ

ከህ?

የሐንሰ

ከሐቀላላው፡ ከሐንጋላው፡

ድረከ፡ ያላላ፡ ጋዜጣ፡

ከነገሐሁ፡ ነጠዳ፡ ጠ

ፏካ፡ ትምህርት፡ ከጓግግር

ምራከን፡፡

ነጠዳ

ከሐቀላላው፡ ሁከጊዜ፡ ወ

ደ፡ ትምህርት፡ ቤት፡ ጠሁ

ከት፡ ለዳት፡ ያመጣኩ?

የሐንሰ

የከም፡ ጠሁከት፡ ለዳት፡ ከዩ

መጠጥም፡ ነገር፡ ግን፡

ጠሁከት፡ ለዳት፡ ተገኙኩ፡

ከነገሩኩ፡ ውስጥ፡ ያገኛኩ፡፡

ነጠዳ

ነጠዳ፡ ጠፏካ፡ ምን፡ ትመጥራ

ካችሁ?

የሐንሰ

ከላላ፡ ጓግግር፡ ያገኛኩ፡ ድረከሁትና፡

ጓግግር፡ ከጓግግርክን፡፡

ነጠዳ

ጠቀን፡ ለጓት፡ ለዳት፡ ትመጥራ

ካችሁ?

የሐንሰ

ነጠዳ፡ ጠሁት፡ ከሁት፡ ለዳት፡

ነጠዳ፡ ጠፏካ፡ ደግሞ፡

ሁከት፡ ለዳት፡ ከጓግግርና፡

ከጓግግርክን፡፡

ከበደ

ቤተ፡ ክርስቲያኑን፡ እካደህም።

በበንቱ፡ ሰዓት፡ ነገሩ፡

ቤተ፡ ክርስቲያኑን፡ እታደም።

ቶወጣካችሁ?

ወተት፡ እኮገዛኸም።

የሐንብ

ወተት፡ እንገኝም።

በክብር፡ ሰዓት፡ እንወጣከን።

ሲጃሌ፡ እካጤከም።

ከበደ

ሲጃሌ፡ እያጤከም።

እሁን፡ ገመገሜ፡ መዳፍ፡

ሲጃሌ፡ እኮሸጠኝም።

ቶችካከህ?

ሲጃሌ፡ እንሸጥም።

የሐንብ

ከበደን፡ እኮረዳንም።

እሁን፡ ድሕረቱ፡ ገና፡ ንጉ፡

ከበደን፡ እንረዳም።

እያደከም።

ገከሌው፡ ሳምንት፡ እካረፋ

ችሁም።

የዛሬ፡ ሳምንት፡ እታርፋም።

ዐረፍተ፡ ነገሮች፡

ቶናንት፡ ሌት፡ እኮባከም።

ወደ፡ ገበያ፡ እኮሂድሁም።

ዛሬ፡ ሌት፡ እቆባከም።

ወደ፡ ገበያ፡ እኮሂድም።

ጥያቄና፡ መልስ

ጥያቄ	መልስ
ትምህርታችሁን፡ ነሁከት፡	አዎ፡ እናጠናከን።
ሰዓት፡ እከገ፡ እከሮ፡ ሰ	የከም፡ እናጠናም።
ዓት፡ ታጠናካችሁ?	
ጥዋት፡ ጥዋት፡ ሬትሽን?	አዎ፡ እታጠግካሁ።
ትታጠቢያዎስ?	የከም፡ እኮታጠብገም።
ነገ፡ ወደ፡ እገራችሁ፡ ትሂዳ	አዎ፡ እንሂዳከን።
ካችሁ?	የከም፡ እንሂዳም።
ምሳቸውን፡ ጊዮን፡ ሆቲል፡	አዎ፡ ጊዮን፡ ሆቲል፡ ባኩ።
ባኩ?	የከም፡ ጊዮን፡ ሆቲል፡ እኮባኩም።
እገትና፡ እናትሽ፡ ወደ፡ ትም	አዎ፡ እጠብቃቸዋካሁ።
ህርት፡ ቤት፡ እከኪመጡ፡	የከም፡ እኮጠብቃቸውም።
ትጠብቁያቸዋካሽ?	
እዚህ፡ ብዙ፡ ጊዜ፡ ትቆያካ	አዎ፡ እንቆያከን።
ችሁ?	የከም፡ እንቆያም።
ወንድምዎን፡ ትምህርት፡	አዎ፡ እደርሳዋካሁ።
ቤት፡ ያደርሱታሉ?	የከም፡ እካደርሳውም።
ትናንት፡ እኛ፡ ቤት፡ እደራ	አዎ፡ እደርን።
ችሁ?	የከም፡ እካደርንም።

ጥያቄ

መልስ

ትምህርትህን፡ ሟመርህ?

አዎ፡ ሟመርሁ።

የከም፡ እኮሟመርሁም።

ብዙ፡ ያሳገርኛ፡ መጽሐፎች፡

አዎ፡ እንገኛለሁ።

ታንገኛለህ?

የከም፡ እኮአንገኛለሁ።

እከተሳገራለሁ፡ በእሳገርኛ፡

አዎ፡ ያደገሁ።

መጽሐፍ፡ ያደገሁ?

የከም፡ እያደገሁም።

እቶ፡ የሐንገሉ፡ እሳገርኛ፡ ያች

አዎ፡ ያችካኩ።

ካኩ?

የከም፡ እያችካኩም።

እዚህ፡ ትምህርት፡ ሴት፡ ል

አዎ፡ ያገኛኩ።

ባን፡ የእሳገርኛ፡ እከተ

የከም፡ እያገኛኩም።

ሳገረዎች፡ ያገኛኩ?

እርሳዎ፡ እንግሊዝኛ፡ ት

አዎ፡ ትሳገራለሁ።

ሳገራለሁ?

የከም፡ እንታሳገርም።

እቶ፡ ከሳገር፡ እቶ፡ ገብደ፡

አዎ፡ ጩራ።

ትምህርተቸውን፡ ጩራ?

የከም፡ እኮጩራም።

ተሳገረዎች፡ እከተሳገረዎቻችኋል

አዎ፡ ያመሰግናኩ።

ቸውን፡ ያመሰግናኩ?

የከም፡ እያመሰግኑም።

እዚህ፡ ትምህርት፡ ሴት፡

አዎ፡ እናርጋለሁ።

ታርጋካችሁ?

የከም፡ እናርጋለሁ።

ጥያቄ

መልስ

- እቶ፡ ከሰዓት፡ ለጽን፡ እሳዎህ? እዎ፡ እሳዎኝ።
 ለከም፡ እካሳዎኝም።
- እቶ፡ ከሰዓት፡ ገምገማ፡ ለጽን፡ እዎ፡ እስገገግካሁ።
 ተስገገግካህ?
 ለከም፡ እካስገገግሁም።
- እገርዎን፡ ማሰብ፡ ያረጋገጡ? እዎ፡ እረጋገጥሁ።
 ለከም፡ እረጋገጥኩም።
- እሰጥረኛ፡ ያቸካኑ?
 እዎ፡ ያቸካኑ።
 ለከም፡ እያቸካኩም።
- ሰዓት፡ ለጽን፡ ሰጥረኛ፡ ያረጋገጡ?
 እዎ፡ ያረጋገጥሁ።
 ለከም፡ እያረጋገጥኩም።
- ከሰጥረኛ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ?
 እዎ፡ ገንዘብኝ።
 ለከም፡ እስገንዘብኝም።
- እገ፡ ገንዘብ፡ ከሰጥረኛ?
 እዎ፡ ገንዘብ፡ ከሰጥረኛ።
 ለከም፡ እገንዘብ፡ ከሰጥረኛም።

ድርሰት፡

ያመጣል፡ የሠጠ፡ ገደብ፡ መደብ፡ ክፍል፡
 የቋንቋ፡ ትምህርት፡ ቤት፡ ክፍል፡፡ ላመጣል፡ በዚህ፡
 ትምህርት፡ ቤት፡ ሠራተኛ፡ በጣም፡ ጠቃሚ፡ ዓይነት፡ የሠጠ፡
 ክፍል፡ ቋንቋዎች፡ የመጣሉ፡፡ ከምሳሌ፡ ክፍሎች፡ ፊፊ
 ንሳታ፡ ጂርመን፡ ጣሪያ፡ መካከለኛ፡ የመጣ
 ኩ፡፡ በትምህርት፡ ቤት፡ ሠራተኛ፡ የሚገኙት፡ ላመጣል፡
 ክፍሎች፡ ጠቃሚ፡ ናቸው፡፡ ከክፍሎች፡ ክፍለ
 ዘዴዎች፡ የሠጠ፡ ክፍል፡ ስሞች፡ ናቸው፡፡

በዚህ፡ ትምህርት፡ ቤት፡ ሠራተኛ፡ ላመጣል፡
 ጠቃሚ፡ ስሞች፡ ትምህርት፡ የሚጠቀሙ፡ በክፍል
 ስሞች፡ ስሞች፡ ስሞች፡ የሚጠቀሙ፡ ክፍሎች፡
 በክፍሎች፡ ጠቃሚ፡ ስሞች፡ የሚጠቀሙ፡ በክፍሎች፡
 ክፍሎች፡ የሚጠቀሙ፡ በክፍሎች፡ ስሞች፡
 የሚጠቀሙ፡ ክፍሎች፡ ስሞች፡ የሚጠቀሙ፡
 በክፍሎች፡ ስሞች፡ የሚጠቀሙ፡ ክፍሎች፡

ጥያቄዎች:

የሠውጫ፣ ጉዳዩ፣ ማደብተር፣ ምን፣ ዓይነት፣

ትምህርት፣ ስጦታ፣ ክብር?

ትምህርት፣ ስጦታ፣ የገዢ?

ክብር፣ ትምህርት፣ ስጦታ፣ ሠውጫ፣ ያስተምራሉ?

ምን፣ ዓይነት፣ ቋንቋ፣ ትምህርት?

የቋንቋ፣ ክብር፣ ሠውጫ፣ ሠውጫ?

ተምህርት፣ ስጦታ፣ ስጦታ፣ ትምህርት፣ ያስተምራሉ?

ስጦታ፣ ስጦታ፣ ስጦታ፣ የገዢ?

ሠውጫ፣ ክብር፣ ስጦታ፣ ስጦታ፣ የገዢ?

የምህግ፣ ስጦታ፣ ስጦታ፣ ስጦታ፣ ስጦታ?

የሠውጫ፣ ጉዳዩ፣ ማደብተር፣ የቋንቋ፣ ትምህርት፣

ስጦታ፣ ስጦታ፣ ተምህርት፣ ያስተምራሉ?

ክብር፣ የገዢ፣ ክብር፣ ስጦታ?

ክብር፣ ስጦታ፣ የሠውጫ፣ ክብር፣ ቋንቋ፣ ያስተምራሉ?

አሥረኛ፡ ትምህርት

ንግግር

ክብደ

ጤና፡ ይስጥክኝ፤ እንደምን፡
ሰነባቸው፡ ወይዘሮ፡ ጥሩ
ነኝ?

በመንገድ፡ ካዩ፡ እግኝኛኝ እኝ
ት፡ ደህንነታችሁን፡ ነገረ
ኛኛ።

ጥሩነኝ

እግዚአብሔር፡ ይመስገን፤
እንደምን፡ ሰነባቸው፡ እቶ፡
ክብደ? ነጥሐይዎን፡ ገዛ፡
ጊዜ፡ ሆኖናኮ።

ክብደ

እኮላማዝ፡ ታምላማ፡ ከጥቂት፡
ቀኖች፡ እኮላገገም፡ ጌት፡
ውስጥ፡ ናት።

ጥሩነኝ

ክብደ

እዎ፡ ገዛ፡ ጊዜ፡ ሆኖናኮ።
ገኛህንኝን፡ ግን፡ በየጊዜ
ው፡ በኮላማገኛቸው፡ ደ
ህንገንኝን፡ እጠይቃቸዎ
ከሁ።

ምናው! ምን፡ ሆነኛ?

ክብደ

ጊዳት፡ ለካህናታት፡ ሌላዎን፡
ያላታኩ።

ጥሩነኝ

እዝናከሁ። ገኛኮ፡ እነቲ፡ ላሌ፡
ላላ፡ እጠይቃቸከሁ።

ጥሩነኝ

እዎ፡ እንደገኘዎ፡ ነገረኛ።
በቀደምት፡ ከጊደዎን፡
ወይዘሮ፡ እኮላማዝን፡

ቀንጮች:

ሀያ:	(፳)	ሰባ: / ሰባት:	(፻)
ሀያ: አንድ:	(፳፩)	ሰባ:	(፳)
ሀያ: ሁለት:	(፳፪)	ሰማንያ:	(፹)
ሰባት:	(፳፫)	ዘጠና:	(፺)
አርባ:	(፳፬)	መቶ:	(፳፭)
አምስት / ሃምስት:	(፳፮)	፺ / ፺ህ:	(፺)

ንጾታዎች: መከላከል:

ንጾታ

መከላከል

መጠን: የምትገኙት ስንት: ከዎ: አኔ: ነፃ:

ነፃ?

ቤት: የገዛት: አገልግሎት: ነፃ: ከገብ: ርቀው::

ቸው?

ጠባቂ: የሌሎች: አገልግሎት ከዎ: አገልግሎት: ርቀው::

ገቡ: ርቀው?

የምትገኙት ገቡ: አገልግሎት ከዎ: አገልግሎት: ነፃ: ነፃ::

አን: ነፃ?

ጥያቄ

መጠኑ

ሴትዮዎን፣ የጠየቀችህ። ከዎ፣ ከገደብ፣ ናት።

ከገደብ፣ ናት?

ከገደብ፣ ወደ፣ ገደብ፣ ያደረገህ፣ ከዎ፣ ከፎ፣ ናት።

ከፎ፣ ናት?

ወደ፣ ገደብ፣ ገደብ፣ የሄደ ከዎ፣ ከፎ፣ ናት።

ህ፣ ከፎ፣ ናት?

የተማራችሁት፣ ከማርች፣ ነው? ከዎ፣ ከማርች፣ ነው።

የዳኑት፣ መጽሐፍ፣ ገደብ ከዎ፣ ገደብ፣ ነው።

ርች፣ ነው?

ያየሽሁ፣ ከገር፣ ከመሪነት፣ ከዎ፣ ከመሪነት፣ ነው።

ነው?

የጠየቀችህ፣ ከፎ፣ ነው? ከዎ፣ ከፎ፣ ነው።

የገደብ፣ ገደብ፣ መገደብ፣ ከዎ፣ ገደብ፣ መገደብ፣ ነው።

ነው?

የያዙት፣ መጽሐፍ፣ ነው? ከዎ፣ መጽሐፍ፣ ነው።

የመጣሁ፣ ከገደብ፣ ነው? ከዎ፣ ከገደብ፣ ነው።

መጽሐፍን፣ የሰጠሽሁ፣ ከዎ፣ ከፎ፣ ናት።

ከፎ፣ ናት?

ጥያቄ

መልስ

እንደምህረት፣ ቤት፣ የገገህ፣

እዎ፣ እኔ፣ ነኝ።

እንታ፣ ነህ?

ቤቱን፣ የሚገዙ፣ አገትህ፣ ናቸው?

እዎ፣ አገቴ፣ ናቸው።

ው?

እሚረኛ፣ የምንሚረው፣

እዎ፣ እንደሆኑት፣ ውስጥ፣ ነው።

እንደሆኑት፣ ውስጥ፣ ነው?

የነገርሁህን፣ አገገዱ፣

እዎ፣ ነገርሁት።

ነገርህ?

የቋንቋ፣ ተሚረዎች፣ እሚረኛ

እዎ፣ እንደሚሚረው፣ እውቀትህ።

ርኛ፣ እንደሚሚረው፣ ተ

ውቀትህ?

ወደ፣ እሚረኛ፣ እንደምን

እዎ፣ እንደምንመለከት፣ ነገር

መለከት፣ ነገራችሁት?

ው።

እንደ፣ አሚረኛ፣ ያህ፣ ሰው፣

ትናንት፣ ገሰዳት፣ ገደብ፣ አይሁ።

እደገ፣ ነገተሚረው፣ ውስጥ፣

አይሁ?

ሰውሌውን፣ እንደሚረኛው፣

እዎ፣ ገሰዳት፣ ቀን፣ ገደብ፣

ወደ፣ እሚረኛ፣ ሂደትህ?

ሂደትህ።

ጥያቄ

መልስ

ሲጃጌውን፡ እንዳገለገለ፡ የቶ፡ ወዳ፡ ገጽ፡ ሃይ፡ ሃይ፡
ሃይ?

ገንዘብህን፡ ገንዘብ፡ ምን፡ ገንዘብ፡ እንደ፡ እንደ፡
እንደ፡ እንደ፡ ገንዘብ?

እንደ፡ እንደ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ እንደ፡ እንደ፡
እንደ፡ እንደ፡ ገንዘብ?

ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ እንደ፡ እንደ፡
እንደ፡ እንደ፡ ገንዘብ?

ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ እንደ፡ እንደ፡
ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ እንደ፡
ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ እንደ፡

እንደ፡ እንደ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡
ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ እንደ፡

ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡
ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡

ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡
ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡

ጥያቄ

መልስ

ወደ፡ ኪቶቶ፡ እንደሚሆን

እዎ፡ እውቀትህ።

ና፡ እናቱን፡ እንደሚጠይቅ

ቀን፡ ታውቃለህ?

ምሳሌን፡ ጠላጭ፡ ጉዳይ፡

እዎ፡ ነገሩን።

ሚኒስቴር፡ ሙስ፡ እንደ

ሚጠኑ፡ ነገሩን?

እማር፡ እንደምንመር፡

የከም፡ እናውቅም።

ታውቃለህ?

ከመኪና፡ ስንት፡ እንደገጠህ፡

እዎ፡ እናውቃለን።

ታውቃለህ?

እገታ፡ እናቶ፡ ወደዚህ፡

እዎ፡ ላይ፡ ነገሩን?

እንደሚመጡ፡ ካስተማሩ

ይ፡ ነገሩን?

እቶ፡ ከላይ፡ እንደመመላ፡

የከም፡ እናውቅም።

ታውቃለህ?

ጋዜጣውን፡ ከገሰ፡ እንደ

የከም፡ እኮነገሩን?

ሚያነግሩ፡ ነገሩን?

እኪረማ፡ ሴት፡ ሙስ፡ እንደ

እዎ፡ እኪረማን?

ገናኝ፡ ትኩረትህ?

ጥያቄ

መከራ

ቤቱን፡ እንዲገዛቸው፡ ከዎ፡ ያወቃኩ።

ከገባቸው፡ ያወቃኩ?

ወደ፡ ከገራ፡ እንዲገዛ መከራ ከዎ፡ ነገረኝኝ።

ከ፡ ነገር ሁሉ?

ድርሰት፡

ወይዘሮ፡ ጥፋና፡ ከባድ፡ ከገደ፡ ቀን፡ ጠመ
 ንገደ፡ ካይ፡ ቀገና። ከባድ፡ ከገደ፡ ከወይዘሮ፡ ጥፋና፡
 ሰካገደ፡ ሰጣት። ወይዘሮ፡ ጥፋና፡ ካይ፡ ከገደ፡
 ሰካገደ፡ እደረገኝ። ከባድ፡ ከገደ፡ የወይዘሮ፡ ጥፋና፡
 ገሰገሰ፡ ጠየቀ፡ እንዲሆን፡ ጥፋና፡ ደህንነት፡
 እንዲሆን፡ ነገራት። ከገደ፡ ወይዘሮ፡ እኩላገደ
 ን፡ እንዲሆን፡ ደህንነት፡ እንዲሆን፡ ካይ፡
 ከገደ፡ ነገራት። ከባድ፡ ከገደ፡ ገደ፡ ወይዘሮ፡ እኩላገደ
 ገደ፡ እንዲሆን፡ እኩላገደ፡ ገደ፡ ወይዘሮ፡ እኩላገደ
 ካይ፡ ከወይዘሮ፡ ጥፋና፡ ነገራት። ወይዘሮ፡ ጥፋና፡
 ወደ፡ ገደ፡ ገደ፡ ወይዘሮ፡ እኩላገደ፡

መጠየቅ፡ መረከግዎን፡ ነገራችሁ፡፡

ጥያቄዎች፡

በመንገዱ፡ ካቶ፡ ለንገት፡ ለዎች፡ ላገናች?

የላገናችን፡ ለዎች፡ ለም፡ ማን፡ ነው?

ከቶ፡ ከጠደ፡ ከወይዘሮ፡ ጥሩነሽ፡ ምን፡ ነገራች?

ወይዘሮ፡ ጥሩነሽ፡ ካቶ፡ ከጠደ፡ ምን፡ ነገራችሁ?

ከቶ፡ ከጠደ፡ ስከ፡ ከጁ፡ ምን፡ ክከ?

ወይዘሮ፡ ጥሩነሽ፡ ምን፡ ክከች?

ወይዘሮ፡ ጥሩነሽ፡ ክከማዝን፡ መን፡ ጠየቀችን?

የሆሉጊቶኩ፡ ሐኪምች፡ ጥሩ፡ ናቸው?

እሠራ፡ ከንደኛ፡ ትምህርት

የግግር

ጥሩነሽ

ጥሩነሽ

እግዚአብሔር፡ ይመጣል።

ነሐሴ ፡ ፲፭፡ መፍ፡ መሠራጣ

እንደምን፡ ዋላሽ፡ ክላሳዝ?

ፍ፡ ፍፍያላሽ?

ክላሳዝ

ክላሳዝ።

እግዚአብሔር፡ ይመሰገን።

ቶኦ፡ ከመሠራጣት፡ አራገ፡ ነገ

ዛሬ፡ ፍፍሽ፡ ተሸከሞኛል።

ር። ነገር፡ ግን፡ ሐገረሙ፡

ጥሩነሽ

እከላሳዝ፡ ድረገ፡ መ

በሽታሽ፡ ምንድን፡ ነው?

ሠራጣት፡ ክላሳዝ።

ክላሳዝ

ጥሩነሽ

ገንዘብ፡ ይዘኛ፡ ነገር።

እሺ፡ እግዚአብሔር፡ ይመጣል።

ጥሩነሽ

እጠየቅሻኮሁ።

ክሁን፡ ፍፍሽ፡ ተሸከሞኛል?

ክላሳዝ

እዎ፡ ሐገረሙ፡ መጥቶ፡ መድ

ኃኒት፡ ከሰጠኛ፡ በኋላ፡

በጣም፡ ተሸከሞኛል።

ጥያቄዎች፡ መጠኑ

ጥያቄ

መጠኑ

ቤቱን፡ ገዝቶ፡ ከገባችሁ፡ ካገባችሁ፡ ከዎ፡ ከጓድ፡ በጣም፡ ጥሩ፡ ቤቶ፡ ለጣቸው?

ገዝቶ፡ ከገባችሁ፡ ካገባችሁ፡ ለጣቸው።

ቤቱን፡ ሸጠ፡ የቶ፡ ከገር፡ መሆኑ፡ ወይ፡ ከመሆኑ፡ መሆኑ፡ ይጠይቁ?

ይዘ።

ከከጓድ፡ ሳምንት፡ አዲስ፡ ከዎ፡ ይጠይቁ።

ከርግ፡ ወደገባችሁ፡ መሆኑ፡ ይጠይቁ?

ከቶ፡ ከገር፡ ከዲክ፡ ከተማ፡ ከጓድ፡ በጣም፡ ጥሩ፡ ቤቶ፡ ገዛ። ሆኖ፡ ምን፡ ገዛ?

ከገር፡ ገመገሙ፡ ተምረው፡ የሆነው፡ ከሆነው፡ ከሆነው፡ ሆኖ።

ቤቱን፡ ዘግቶች፡ ሆኖ? ከዎ፡ ዘግቶች፡ ሆኖ።

ገንዘብን፡ ከገባችሁ፡ መገንጠል፡ ከዎ፡ ወደገባችሁ፡ ሆኖ።

ወን፡ ወደገባችሁ፡ ሆኖ? ወን፡ ወደገባችሁ፡ ሆኖ። ሆኖ፡ ገመገሙ፡ ከተማ ከዲክ፡ ከገር፡ ከጓድ፡ ሆኖ። ሆኖ፡ ገመገሙ፡ ከተማ፡ ከገር፡ ሆኖ።

ጥያቄ

መልስ

እቶ፡ ነጠዔ፡ የሙጭ፡ ጉዳዩ፡ የከፈተ፡ እካኩዎቻቸውም።

ሚኒስጥር፡ ጠርቶሁ፡

እመጣከሁ፡ እኩዎቻቸው?

እቶ፡ የሐንገሩ፡ ገሰገሶ፡ እዚ እገደገደ፡ ሆኖ፡ ልሳን፡ እረዳ።

ይ፡ እገር፡ መጥቶሁ፡ የቶ፡

እረዳ?

ገሰገሶ፡ ገደገደ፡ ጠሬ፡ ሙሉ፡ እዲህ፡ ነጥሞ፡ ሂዳ፡ መ

የቶ፡ ሂደሁ፡ መጠጥ? ጣ።

ያቶ፡ ከሞ፡ ልጅ፡ መጥቶሁ እቶ፡ ያዘ፡ መጥቶሁ።

ገ፡ ያዘ፡ መጥቶሁ?

ገደገደ፡ እንገደገደ፡ ሙሉ፡ ከሞ፡ ገደገደ፡ እገር፡ እገር።

እገርሁይ?

ገደገደ፡ ገደገደ፡ ሙሉ፡ ሙሉ፡ እገር፡ መጠጥ።

የመጣኩ?

ገደገደ፡ ሙሉ፡ ከሞ፡ ከሞ፡ ገደገደ፡ ከሞ፡ ገደገደ፡

ሙ፡ ሙ፡ ገደገደ፡ መጠጥ።

ዛሬ፡ ሂደ፡ ገደገደ፡ ገደገደ፡ ገደገደ፡

ገደገደ።

ጥያቄ

መልስ

ሐንጊም፡ ቤት፡ ሂደው፡ ማንን፡ ልጄን፡ ጠየቅሁኋል።

ጠየቅ?

ተማሪዎች፡ ወደ፡ ትምህርት፡ የሀም፡ ክፍልጠየቅንም።

ቤት፡ መጥተው፡ ክፍል

ማረውን፡ ጠየቅን?

ምሳሌን፡ ጠጥሎ፡ ትመጣክ ክፍል፡ ክፍልጠየቅሁ።

ይ?

ዛሬ፡ ትምህርት፡ ቤት፡ ሂደህ፡ መጥሎ፡ ክፍልጠየቅሁ።

ምን፡ ትሠራህ?

የሠራጭ፡ ጉዳይ፡ ማድረግን፡ ወደ፡ ቤታቸው፡ ሂደው፡ ነገር።

ክፍል፡ ጠጥሎ፡ የት፡

ሂደው፡ ነገር?

ትምህርትህን፡ ጨርሳህ፡ የ ወደገሬ፡ ክፍልጠየቅሁ።

ት፡ ትሠራህ?

ክፍልጠየቅዎች፡ መጥተው፡ ያጠቃላቅሁ።

ምን፡ ያሠራሁ?

ገንዘብን፡ ወሰዱ፡ ምን፡ ያጠቃላቅ ክፍል፡ ቤት፡ ያጠቃላቅ።

ገ?

ጥያቄ

መከከ

መኪናውን፣ ገዢውን፣ አሰሪውን፣ አካባቢውን፣ ሰጠውን።

ሰጠው?

ጠቅላይነትን፣ ጠቅላይነትን፣ መኪናውን፣ ጠቅላይነትን፣ መኪናውን።

ጠቅላይነት?

ጥሩን፣ አሰሪውን፣ ጠቅላይነትን፣ መኪናውን፣ ጠቅላይነትን፣ አሰሪውን፣ አሰሪውን።

አሰሪው?

አሰሪው።

አሰሪው፣ አሰሪውን፣ ጠቅላይነትን፣ አሰሪውን፣ አሰሪውን፣ አሰሪውን፣ አሰሪውን።

አሰሪው?

አሰሪውን፣ አሰሪውን፣ አሰሪውን፣ አሰሪውን፣ አሰሪውን፣ አሰሪውን፣ አሰሪውን።

አሰሪው?

አሰሪውን፣ አሰሪውን፣ አሰሪውን፣ አሰሪውን፣ አሰሪውን፣ አሰሪውን፣ አሰሪውን።

አሰሪው?

አሰሪውን፣ አሰሪውን፣ አሰሪውን፣ አሰሪውን፣ አሰሪውን፣ አሰሪውን፣ አሰሪውን።

አሰሪውን፣ አሰሪውን፣ አሰሪውን፣ አሰሪውን፣ አሰሪውን፣ አሰሪውን፣ አሰሪውን።

አሰሪው?

ድርሰት:

ከንድ። ቀን። የወይዘራት። ክፍለሰዓት። ክግት። ወይዘሮ።
 ንግድ። ክግድ። የሌሊት። መታመም። ነገራት። ወይዘሮ።
 ንግድ። ወደ። ሐገግ። ስፊት። ሄደ። ወይዘራት። ክፍለሰዓት።
 ጠየቀች። ወይዘራት። ክፍለሰዓት። ወይዘሮ። ንግድ። ወደ።
 ሐገግ። ስፊት። መንታ። ስህ። ጠየቀች። በጣም። ደስ።
 ክፍት። ወይዘሮ። ንግድ። ከወይዘራት። ክፍለሰዓት። ብዙ።
 ነገሮች። ክመጣችሁት። ስህ። ስፊት። መንታ። ክንድምት
 ወጣ። ጠየቀች። ወይዘራት። ክፍለሰዓት። ሐገግ። ገዳ።
 ክፍለሰዓት። ብዙ። መከሰት። ወይዘሮ። ንግድ። መንታ
 ቆ። ክጠየቅሽሁት። ብዙ። ሐመከሰት።

ንግድዎች:

ከወይዘሮ። ንግድ። የሌሊት። መታመም። ማን።
 ነገራት?
 ወይዘሮ። ንግድ። ክፍለሰዓት። ስፊት። ጠየቀች?
 ወይዘሮ። ንግድ። ክፍለሰዓት። ከምን። ጠየቀች?
 ወይዘራት። ክፍለሰዓት። ከምን። ደስ። ክፍት?

ወይዘሮ፡ ጥፋናሽ፡ ከክሉላግዝ፡ ምዕ፡ ክከቻ፡?

ክሉላግዝ፡ ነገላገገግ፡ ለ፡ መ፡ ክንደግዕ፡ ፊደል፡
ታወቀክ፡?

ሐገገገ፡ ከክሉላግዝ፡ መ፡ ክንደግዕ፡ ፊደል፡ ነገላገገ፡?

ክሉላግዝ፡ ክሐገገግ፡ ለ፡ ውሰገ፡ ሰ፡ ቀ፡ ቀ፡?

የክሉላግዝ፡ ክገገ፡ ክፍ፡ የጠቀሰ፡ ግ፡?

ክሉላ፡ ሆከ፡ ፊደል፡ ፊደል፡

ገገገ

ዓከላ

ክ፡ ፊ፡ የክ፡ የፊ፡ የገ፡

ክንደ፡ ነ፡?

ክ፡ ክ፡ ክ፡

ዓከላ

ፊ፡ ክ፡ መ፡ ፊ፡ ነ፡

የፊ፡ የክ፡ የገ፡ የገ፡

ቀ፡ ነ፡?

የመ፡ የፊ፡ ክ፡

ፊ፡

ገ፡ ክ፡ ነ፡

የገ፡ ክ፡ ክ፡ ክ፡ ክ፡

ክ፡ ነ፡

፩ን

ዐረፍተ፡ ነገሮች

እገባክህ፡ ገደብህን፡ ግክድህን?

የጊዜ፡ ክቆጣጠር

ዳከሙ

ከቀኑ፡ ሁከት፡ ሰዓት፡ ነው።

በኪንዮሱያ፡ የጊዜ፡ ክቆጣጠር

ከገመሸቀ፡ ሁከት፡ ሰዓት፡ ነው።

ና፡ በክውሮዳ፡ የጊዜ፡ ክቆ

ሁከት፡ ሰዓት፡ ከገመሰት፡ ዳቂቃ፡

ጣጠር፡ መካከሉ፡ የሰገመንት፡

ነው።

ዳመት፡ መካከሉ፡ ክከ።

ሁከት፡ ሰዓት፡ ከሩግ፡ ነው።

ከገመሰኩ፡ እንደ፡ ኪንዮሱያ፡

ሁከት፡ ሰዓት፡ ከክሥራ፡ ከገመ

ክቆጣጠር፡ ክሥራ፡ ዘጠኝ፡

ሰት፡ ዳቂቃ፡ ነው።

መቶ፡ ሃምሳ፡ ከገመሰት፡ ዳ

ሁከት፡ ሰዓት፡ ከሀያ፡ ከገመሰት፡

መቶ፡ ምህረት፡ ሲሆን፡ ክ

ዳቂቃ፡ ነው።

ንደ፡ ክውሮዳ፡ ክቆጣጠር፡

ሁከት፡ ቀኑ፡ ነው።

ክሥራ፡ ዘጠኝ፡ መቶ፡ ስገሳ፡

ከሦስት፡ ሰዓት፡ ሀያ፡ ከገመሰት፡

ሦስት፡ ዳመቶ፡ ምህረት፡ ይ

ዳቂቃ፡ ጉዳይ፡ ነው።

ሆኗል።

ሁከት፡ ሰዓት፡ ከሠካሳ፡ ከገመ

ሰት፡ ዳቂቃ፡ ነው።

ከሦስት ሰዓት ሩጥ ጉዳይ ገገምሽቱ ጠክራት ሰዓት
 ናሉ። ጎመጣኮሁ።

ሁከት ሰዓት ነገሮጣ ጎገም ነገሩ ጠገምገግ ሰዓት ክ
 ስት ዳቂቃ ናሉ። መጣኮሁ።

ጠጥዎት ሠራዬን ጎሠራክ ነገሩን ገሩ ጎሠመጣገም።
 ሁ። ትናንት ማታ መጣኹ።

ጥዎት ጠክራት ሰዓት መ ገክራሁ ሳምንት ጠየቅኑ ወደ።
 ኪዳዬን ጎመጣኮሁ። ትምህርት ጌት ይህዱ ነገር።

ነጥዎቱ ጠክራት ሰዓት ነገሩ ወደ። ይመጣኮ።
 መኪዳዬን ጎመጣኮሁ። ጠላመጣሁ ሳምንት ይመጣኮ።

ነጥዎት ጠጋክ ጠላጣት ዳግዳጌሁን ጠጠሩ ነ።
 ሰዓት ጎመጣኮሁ። ጎመጣኮ ሁሉን ጎመጣኮ።

ማታ ጎመጣኮን። ዳመት ያሌክኮሁ።

ጥያቄና፡ መከሰ፡

ጥያቄ

መከሰ

ጋዜጣ፡ እያነበብህ፡ ለጃሬ፡ እኛ፡ እንዴት፡ እንገኛለን፡፡

ታጠቅህ?

እንገንዘብ፡ ጋዜጣ፡ ወይ፡ የክፍል፡ እንደሆነ፡፡

ሆኖ፡ እየሄዱ፡ ቁርባ፡

የባሉ?

ወይ፡ እያደረጉ፡ ገንዘብ፡

ወይ፡ ገንዘብ፡ ለማግኘት፡ ወይ

ታገኛለህ?

ሰው፡ እየሠራ፡ ገንዘብ፡

ታገኛለህ፡፡

የገንዘብ፡ ወይ፡ እንደሆነ፡

እየሆኑ፡ ወይ፡ እያደረጉ፡

ካ፡ መሄድ፡ እንችላለን?

መሄድ፡ እንችላለን፡፡

የብርቱካን፡ ጭማቂ፡ እየጠጠ

እኛ፡ የብርቱካን፡ ጭማቂ፡

ጠጠ፡ ቁርባ፡ የባሉ?

እየጠጠ፡ ቁርባ፡ የባሉ፡፡

የገንዘብ፡ ኪራዩን፡ የባሉ

ወይ፡ ገንዘብ፡ እየሄዱ፡ የባሉ

ባሉ?

ካ፡፡

ሠራዊት፡ እየሠራ፡ ደብ፡

እኛ፡ ገንዘብ፡፡

ገንዘብ?

ሰው፡ እየጠጠ፡ ወይ፡

እኛ፡ ወይ፡ ሰው፡፡

ሰው?

ጥያቄ

መልስ

ነገህን ለማወቅ፡ ወ.ጭ፡ አዎ፤ ከሌላ፡ ከነገህን ለማወቅ፡ ወ.ጭ፡ አዎ፤ ለሌላ

አነገህን ለማወቅ፡ ወ.ሐን፡

ሁ፡ አነገህን ለማወቅ፡ ወ.ሐን፡

የሠራሁ?

አሠራሁ።

ቋንቋውን፡ አይገባኝ፡ ያለኛ አዎ፡ ያለኛ ምረጥ።

ምረጥ?

አዎ፡ ይህንን፡ ወደ፡ ገባሁ፡ አዎ፡ አይሄድ፡ አንቋኝ፡ የገ

አይሄድ፡ አንቋኝ፡ የገዛ

ሃሁ።

ሁ?

ገንዘብን፡ አይመመዘኝ፡ ወደ፡ የሌላ፡ መሄድ፡ አይሄድም።

ወ.ጭ፡ መሄድ፡ ማይሄድም

ሂ?

ወደ፡ ሲሄድ፡ ሌላ፡ አይሄድም፡ አዎ፡ አይሄድም።

ሲሄድ፡ ማይሄድም?

አይታጠጡ፡ ቀርቶ ለውጥ፡ የ አዎ፡ አይታጠጡ፡ የባሉ።

ባሉ?

ቶሎ፡ ቶሎ፡ አይታጠጡ፡ ሂደት? አዎ፡ አይታጠጡ፡ ሂደት።

አይታጠጡ፡ አይመጡ፡ የጠየቁ አዎ፡ የጠየቁ ቀሩ።

ቆይታ?

ጥያቄ

መልስ

ጌታዎን፡ እያመመግኑ፡ መዳ፡ ክዎ፡ እያመመግኑ፡ ሂዳች።
ሥራ፡ ሂዳች?

ጂርመናዊው፡ እየሂዳ፡ ክመግ ክዎ፡ ያጠቀቀዎህ።
ጌታዎን፡ ያጠቀቀዎህ?

ዲብዳቤውን፡ እያነበብህ፡ ክዎ፡ እያነበብህ፡ እናግራታህ።
ከናችሁ፡ ትናግራታህ?

ከምን፡ እዚህ፡ እየመጡ፡ ቤታዎ፡ በጣም፡ ፋቅ፡ ናው።
እያድሩም?

ብርድ፡ እየሆነ፡ ሂዳ? ክዎ፡ ሂዳ።

ብዙ፡ ገንዘብ፡ ሲኖርህ፡ የቶ፡ መዳ፡ ጂርመን፡ እሂዳህ።
ትሂዳህ?

ከምን፡ ጊዜ፡ ሲኖርህ፡ ክትመ መዳሬት፡ እመጣህ።
ጣም?

ቋርስ፡ ሲበኑ፡ እየሂዱ? ክዎ፡ እየሁዎቻው።

ሥራችሁን፡ ከኛጩርሱ፡ የቶ፡ መዳ፡ ሲኒመግ፡ ቤት፡ መሂዳ፡
መሂዳ፡ ትጌጠሩኛሁ? እንጌጠሩኛ።

ክጐቶ፡ ሲመጣ፡ እያችሁት? ክዎ፡ እየሰው።

ገንዘብን፡ ሲያምግዙ፡ እሁኑ ለከም፡ እሂዳም።
ም፡ ቤት፡ ያሂዳሁ?

ጥያቄ

መልስ

ቋንቋን፡ ከመጣር፡ ስትረገጡ

ወደ፡ ውጭ፡ ጉዳዮች፡ መደብረው፡

ጉ፡ ሆኑ፡ ትህዳካችሁ?

ትምህርት፡ ጤን፡ እንህዳኩን፡።

እስከሰዓት፡ ወደ፡ እዚህ፡ ነገር

እንገደብን፡ ሆኖ፡ ውስጥ፡ ታሪክ

ማ፡ ስትመጣ፡ ሆኑ፡ ታሪክ

ጥያቄ፡።

ከን?

የሰዓት፡ ከረገጡ፡ ስትገቡ፡

ገብረውን፡ እንጠራዎኩን፡።

ምን፡ ታደርጋካችሁ?

ሰዓት፡ ስትገቡ፡ መልስ

ክዎ፡ እስጠዎኩ፡።

ይ፡ ትጠዎኩይ?

ሰዓት፡ ጤን፡ ስትገቡ፡ ክዎ

ክዎ፡ ክጠዎኩ፡።

ው?

ከሰዓት፡ ወደ፡ እስጠረገው፡ ስት

ዋናዎችን፡ ማሰብ፡ እንረገጥ

ህዳ፡ ምን፡ ማሰብ፡ ትረገጡ

ከን፡።

ካችሁ?

ክን፡ ከሰዓት፡ ገንዘብ፡ ስትገቡ፡

መጣር፡ ይረገጡ፡።

ምን፡ መጠራት፡ ይረገጡ?

መጠን፡ ስትገቡ፡ ምን፡

ከሰዓት፡ ከሰዓት፡ እስጠዎኩ

ታደርጋኩይ?

ከሁ፡።

ጥያቄ

መሪ

ባህሪቶቻችን፡ ስራዎቻችን፡ የሆኑ፡ ወደፊት፡ ለሆኑ፡ መሆኑ፡ እንደሆነሁ።
መሆኑ፡ እንደሆነሁ?

ጥንቅቅ፡ ገራ፡ አጠራር፡ ሲመጣ፡ የሆነው፡ ሲመጣ፡ አካላዊውም።
አይደለም?

ገንዘብን፡ ሳይሰጥህ፡ የሆነው፡ የሆነው፡ እንደሆነሁ።
ሆኗል?

ገንዘብ፡ አቆጣጠር፡ ሳይሆነው፡ አዎ፡ አገኛ።
ሆኗል፡ አገኛ?

ሆኗል፡ ሳይሆነው፡ ቁርስ፡ የሆነው፡ እንደሆነሁ።
እንደሆነሁ?

የጠራቱን፡ ጭማቂ፡ ሳይሆነው፡ የሆነው፡ እንደሆነሁ።
ጠ፡ ቁርስ፡ ይጠራ?

ወንድምህን፡ ሳይሆነው፡ ሆኗል፡ አዎ፡ ሆኗል።
አዎ?

ወደፊት፡ አገራችን፡ ስንደረግ፡ እና አዎ፡ እንደሆነሁ።
ሆኗል፡ እንደሆነሁ?

ገንዘብ፡ ሳይሆነው፡ ወደፊት፡ ጥያቄ፡ የሆነው፡ እንደሆነሁ።
መሆኑ፡ እንደሆነሁ?

ድርሰት

የኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ጥያቄ ፓርቲ፣ የጊዜ፣ ክብር ጠጠር፣ ነገረ ሰዓዊት
 ዲሞክራሲ፣ በግብር፣ መንግሥት፣ የተከሰተ፣ ነገር። ሌሎችም፣ ነገር
 ዳኝ፣ ሁሉም፣ እነሆ፣ ዓመቱ፣ ምህረት፣ ድረስ፣ ነገር።
 ከምሳሌ፣ እንደ፣ ኢትዮጵያ፣ ክብር ጠጠር፣ የመጀመሪያው፣
 ወር፣ መስጠትም፣ ሲሆን፣ የመጨረሻው፣ ወር፣ ደግሞ፣
 ልጉም፣ ነገር። የሰዓት፣ ክብር ጠጠርም፣ ነገረ ሰዓዊት
 ፣ ክብር ጠጠር፣ በግም፣ የተከሰተ፣ ነገር። ከምሳሌ፣ ክፍል
 ርዕይ ዲሞክራሲ፣ ክፍል፣ ሰዓት፣ ሲኒ፣ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ፣ ክፍል፣
 ሰዓት፣ ይካኑ።

ቀንዳ፣ ከከተማ፣ እንደ፣ በከተማ፣ ሁከት፣ ሰዓት፣ እያንዳንዱ
 ዳኝ፣ ተገባኝ ከሆነ። በአንድ፣ ቀን፣ ውስጥ፣ ሃያ፣ ክፍል፣
 ሰዓቶች፣ ክፍል። በአንድ፣ ሰዓት፣ ውስጥ፣ ስድስት፣ ደቂቅ
 ዎች፣ ክፍል። በአንድ፣ ደቂቅ፣ ውስጥ፣ ደግሞ፣ ስድስት፣
 ስድስት ደቂቅ፣ ክፍል። እንደ፣ ኢትዮጵያ፣ ክብር ጠጠር፣ ቀን
 ዳ፣ ከከተማ፣ እንደ፣ ክፍል፣ ስድስት፣ ጠቅላይ፣ ሁሉም፣
 እነሆ፣ ጠቅላይ፣ ድረስ፣ ቀን፣ ነገር። ነገረ ሰዓዊት፣ ሁሉም፣
 እነሆ፣ ወገን፣ ድረስ፣ ከከተማ፣ ነገር።

ጥያቄዎች፡

በኢትዮጵያ ዊያንሳ፡ በክውራት ዊያንሳ፡ የጊዜ፡ አቆጣጠር፡

ጠር፡ ምን፡ ልዩነት፡ አለ?

ልዩነቱ፡ እንዴት፡ ነው?

የኢትዮጵያ፡ የመጀመሪያው፡ ወር፡ ማን፡ ይገኛል?

የኢትዮጵያ፡ የመጨረሻው፡ ወር፡ ማን፡ ይገኛል?

ቀኑ፡ ከኪቱ፡ አንድ፡ ላይ፡ ለምን ነው?

በአንድ፡ ቀን፡ ውስጥ፡ ስንት፡ ሰዓቶች፡ አሉ?

በአንድ፡ ዓቂቅ፡ ውስጥ፡ ስንት፡ ሰዓቶች፡ አሉ?

አንድ፡ ኢትዮጵያ፡ አቆጣጠር፡ ቀኑ፡ ከኪቱ፡

ልዩነት፡ አለው?

ቀኑ፡ መቼ፡ ይጀምራል?

ከኪቱ፡ መቼ፡ ይጀምራል?

ክስሌ፡ ሦስተኛ፡ ጉምህርት፡

ጓግግር

ዓከመ

ዋጋው፡ ስንት፡ ነው?

ዲግሞ፡ ወረቀት፡ ቀከምና፡

ነጠዳ

ክንቦጠጠ፡ ያሰጠኝ።

ሦስት፡ ጠር፡ ነገረህ፡ ጎን

ጠቅካካው፡ ዋጋ፡ ስንት፡ ነው?

ቲም፡ ነው።

ነጠዳ

ዓከመ

ክምስት፡ ጠር፡ ነው።

ጠጣም፡ ወደ፡ ነው?

የኛውና፡ ጌቶ።

ነጠዳ

የከም፡ ያይ፡ የገጠያ፡ ዋጋ፡

ነው።

ዓከመ

ዐረፍቶ፡ ነገሮች፡

ቆናሽ፡ ክደዳርጉም?

ጠረዲሃው፡ ክጠገላ፡ ገከው፡

ነጠዳ

ወንጠር፡ ካይ፡ ለቀመን፡ ነው።

ዲንጠኛቱ፡ ገከሆኑ፡ ሃምሳ፡

ክንቶ፡ ጠንቅር፡ ቀከም፡ ክደዳ

ሃንቲም፡ ቆናሽ፡ ክደር

ይ፡ ክመግሮኛ፡ ድሕሌት፡ ሌት

ግጥምታከሁ።

መግር፡ ነው።

ዓከመ

ክርሰዎ፡ ከወጃኛዎ፡ ጥቅር፡

የሁን፡ ክወሰዱዎከሁ።

ጫማ፡ ከሰጡ፡ ነው።

ክስቸጋገራውን፡ ዐረፍቶ፡ ነገር፡ ክሳቸው፡ ሰማያዊ፡ መኪና፡
 ወደ፡ ክንግካገሮ፡ ልቶቶ ላይ፡ ካገዙ፡ ነው።
 ሊገመ፡ ነው። ገረገረዎ፡ ቀከም፡ ልንድፍ፡
 ለቶን፡ ለጫ፡ ቀከም፡ ከቆገ፡ ነው።
 ነው። ልቶንገረ፡ ነው።
 ቆንጆዎ፡ ልጁገረ፡ ክቶ፡ ጅ ዐረፍቶ፡ ነገሩን፡ ለቆካኩ፡
 ንን፡ ክመገሮ፡ ከመገባቶመገር፡ ከያባቶውኩ፡ ነበር።
 ልቶጊቆ፡ ነው።

ጥያቄና፡ መከሰ፡

ጥያቄ

መከሰ

ክመገሮ፡ ወሰንን፡ ስንት፡ ሰ ለገም፡ ገዙ፡ ሰዎች፡ ከገቡ፡
 ዎች፡ ከገቡ፡ ያህሪገረ፡ ያህሪገረ።
 ክቶ፡ ለሰንገ፡ ሰከ፡ ለቶ፡ ክዎ፡ ደሰ፡ ከከው፡ ቻኮ።
 ደሰ፡ ከከው፡ ቻኮ?
 ክገኛና፡ ክናችዎ፡ ከመጡ፡ ለከም፡ ከመጡ፡ ክያህሪገረ።
 ያህሪገረ?

ጥያቄ

መልስ

ወደ ሥራ ልንሄድ ነው?

አዎ ልንሄድ ነው።

አጥፋኝ መድኃኒት ልንገኝ

ጠላግን ጠፋኝ ልንገኝ ነው።

ሰጠዎት ነው?

ንግድ ለሰጠኝ ከሰጠኝ

የከገደ ከሰጠኝ ከሰጠኝ ነው።

ነው?

አመጣኛ መገንጠል ነው?

የሌላው ከመጣ ነው።

ዛሬ ጠላግን ጠፋኝ የሆነ

አመጣኛ ጠፋኝ ሌላው

ልንገኝ ነው?

ልንገኝ ነው።

ከገደኝ ገደብ ከገደብ

ገደብ ከገደብ አንድ ገደብ

ነው?

አንድ ገደብ ነው።

አንድ ገደብ ጠላግን ከሆነ

አዎ አንድ ገደብ ነው።

የሌላው?

መጣ፡ ወደ ጠፋኝ ገደብ

አዎ የሌላው ነው።

ገደብ የሌላው?

አንድ ገደብ ከሆነ አንድ

አንድ ገደብ ነው።

ነው?

ገንዘብን አንድ ገደብ ገደብ

ገንዘብን ገደብ ገደብ አንድ

ንግድ አንድ ገደብ?

አንድ ነው።

ጥያቄ

መልስ

የሰው ይህን ሰው ስንደቁት ስንደቁት ሰው ነገረን።

ይህን ይህን ጥያቄ ጥያቄ?

በሁከት ሰው ጥራት ሰው ወይም ለሁሉ ክርክር ይህን ይህን

ይህን ይህን ጥራት ጥራት ስራ ጥራት።

ስንደቁት ሰው ሰው ስንደቁት ስንደቁት ስንደቁት

የሰው ሰው ሰው ሰው።

ስንደቁት ጥራት ወይም ስንደቁት ስንደቁት ስንደቁት

ይህን ይህን ስንደቁት ስንደቁት?

ይህን ይህን ስንደቁት ይህን ይህን ስንደቁት

ይህን ይህን ስንደቁት ስንደቁት?

ስንደቁት ስንደቁት ይህን ይህን ስንደቁት

ይህን ይህን ስንደቁት ስንደቁት?

ይህን ይህን ስንደቁት ይህን ይህን ስንደቁት

ይህን ይህን ስንደቁት ስንደቁት?

ስንደቁት ሰው ይህን ይህን ሰው ይህን ይህን

ስንደቁት ይህን ይህን ይህን ይህን?

ስንደቁት ስንደቁት ይህን ይህን ስንደቁት

ስንደቁት ይህን ይህን ይህን ይህን ይህን ይህን

ጥያቄ

መልስ

ከጋዜጣው፡ ንስር፡ ሣንፋግ፡ ንዎ፡ ክሰጥላላሁ።

ንሰጭላኛኩሽ?

የከግ፡ ክሉሰጥላላግ።

ውዱን፡ መደሐላ፡ ከክቶ፡ ከማ፡ ንዎ፡ ሸጥላኩኝ።

ሸጥላኩኝ?

የከግ፡ ክሉሸጥላኩኝግ።

ከቤቱ፡ ኪሌይ፡ ቅናሽ፡ ታደር

ንዎ፡ ክደርግካቸዋላሁ።

ግካቸዋላህ?

የከግ፡ ክካደርግካቸውግ።

ዲንቦኛ፡ ወረቀት፡ ንገዛሉኛ

ንዎ፡ ክንገዛላላኝ።

ካቸሁ?

የከግ፡ ክንገዛላላግ።

ክንቦሲ፡ ኡን፡ ካሰፋማራው፡

ንዎ፡ ክንሰጥላላኝ።

ንሰጡካካቸሁ?

የከግ፡ ክንሰጥላላግ።

ቢጫውን፡ ቀከግ፡ ወዲ፡ ቤን

ንዎ፡ ክንወሰድካላላኝ።

ዎ፡ ክወሰዱካላላቸሁ?

የከግ፡ ክንወሰድካቸውግ።

ጠረፏላውን፡ ንሠራካላላኝ

ንዎ፡ ክንሠራካላላኝ።

ሁ?

የከግ፡ ክንሠራካቸውግ።

ዲብዳቤውን፡ ወዲ፡ ክንግኪዝ

ንዎ፡ ክተረጉግላላሁ።

ኛ፡ ንተረጉግላላኝ?

የከግ፡ ክተረጉግላላግ።

ዋህን፡ ዐረፍቶ፡ ናገር፡ ታናቤሉ

ንዎ፡ ክክሰጥላላሁ።

ኛኩሽ?

የከግ፡ ክካሰጥላላግ።

ጥያቄ

መከላከያ

ከከበዱ፡ ስኬት፡ ትምህርት፡ ስራ፡ ክዳ፡ እናገርክላክላክ።

ትምህርትላክላክ?

የከዳ፡ እናገርክትም።

ከከበዱ፡ እስከላክላክ፡ ድረስ፡ ከክርስቶስ፡ ጋር፡ መቆየት፡ እናላክ

መቆየት፡ እናላክላክ?

ጋላክ።

ሥራው፡ እስከላክላክ፡

ክዳ፡ እናላክ፡ ይቆያል።

ድረስ፡ እናላክ፡ ይቆያል?

ድረስ፡ እናላክ፡ ይቆያል?

ክዳ፡ መጠጣት፡ ትችላለህ።

ድረስ፡ እናላክ፡ ይቆያል?

ስኬት፡ ከትምህርት፡ እስከላክላክ፡ ክዳ፡ ህይወት፡ ትምህርት።

ውጭ፡ ጉዳይ፡ መግቢያ፡

ህይወት፡ ትምህርት?

እስከላክላክ፡ ምን፡ ትሠሩ፡ ነገር? እናላክ፡ ላቀምጠን፡ ነገር።

ቀርብ፡ እስከላክላክ፡ ድረስ፡ የ መጽሐፍ፡ ስራ፡ መሆኑ፡ ይሆን

ትምህርት፡ ይሆንላክ?

ላክ።

ገንዘብ፡ እስከላክላክ፡ ድረስ የከዳ፡ ክብርትም።

ስኬት፡ ክብር፡ መሆኑ፡

ክብርትም?

እስከላክላክ፡ እስከላክላክ፡ የከዳ፡ እናገርም።

ድረስ፡ እናገርም?

ጥያቄ

መከራ

ዲብዳቤውን፡ ጽሑፍናጠጠው፡ ክዎ፡ ክውቆ፡ ነጠሮ።

ዲሊኩ፡ ነጠቶ፡ ክንዳመጣ፡

ክውቆ፡ ነጠሮ?

ቤት፡ ጽሑፍናጠጠው፡ ዲሊኩ፡ ሆ ክገደብን፡ ሆቆ፡ ውሳኔ፡ ክቆ

ኑ፡ መቆየት፡ ትሬክገደብ? ያካሁ።

ገንዘብን፡ ጽሑፍናጠጠው፡ ዲሊኩ፡ ክገደብን፡ ክንህድድዎ።

ዋሽንግተን፡ ክንህድድዎ?

መገናኛዎን፡ ጽሑፍናጠጠው፡ ክዎ፡ ክሬክገደብ።

ዲሊኩ፡ ሆኔ፡ መገናኛ፡ መው

ሰድ፡ ቆሬክገደብ?

ክጠዳ፡ ጽሑፍናጠጠው፡ ዲሊኩ፡ ሆኔ፡ ክገደብ፡ ውሳኔ፡ ክንቆየክን።

ትቆየክን?

ጌሱን፡ ጽሑፍናጠጠው፡ ዲሊኩ፡ ክዎ፡ ቆሠሬ፡ ነጠሮ።

ቆሠሬ፡ ነጠሮ?

ጋዜጣውን፡ ጽሑፍናጠጠው፡ ወደ፡ ነጠቶ፡ ህጂ፡ መመከኩ፡

ዲሊኩ፡ ክንቆ፡ ምን፡ ማ ክሬክገደብ።

ዲሊኩ፡ ትሬክገደብ?

ጥያቄ

መጠኑ

ክፍሉን፡ ጎረቤቶቻችን፡ ያ ጎረቤቶቻችን፡ ጎረቤቶቻችን፡

ጎረቤቶቻችን፡ ጎረቤቶቻችን፡

ጎረቤቶቻችን?

ቀረብህን፡ ጎረቤቶቻችን፡ ጎረቤቶቻችን ጎረቤቶቻችን፡ ጎረቤቶቻችን፡ ጎረቤቶቻችን፡

ጎረቤቶቻችን፡ ጎረቤቶቻችን፡ ጎረቤቶቻችን፡ ጎረቤቶቻችን፡

ጎረቤቶቻችን?

ድርሰት፡

ጎረቤቶቻችን፡ ጎረቤቶቻችን፡ ጎረቤቶቻችን፡ ጎረቤቶቻችን፡ ጎረቤቶቻችን፡

ጎረቤቶቻችን፡ ጎረቤቶቻችን፡ ጎረቤቶቻችን፡ ጎረቤቶቻችን፡ ጎረቤቶቻችን፡

ጎረቤቶቻችን፡ ጎረቤቶቻችን፡ ጎረቤቶቻችን፡ ጎረቤቶቻችን፡ ጎረቤቶቻችን፡

ጎረቤቶቻችን፡ ጎረቤቶቻችን፡ ጎረቤቶቻችን፡ ጎረቤቶቻችን፡ ጎረቤቶቻችን፡

ጎረቤቶቻችን፡ ጎረቤቶቻችን፡ ጎረቤቶቻችን፡ ጎረቤቶቻችን፡ ጎረቤቶቻችን፡

ጎረቤቶቻችን፡ ጎረቤቶቻችን፡ ጎረቤቶቻችን፡ ጎረቤቶቻችን፡ ጎረቤቶቻችን፡

ጎረቤቶቻችን፡ ጎረቤቶቻችን፡ ጎረቤቶቻችን፡ ጎረቤቶቻችን፡ ጎረቤቶቻችን፡

ጎረቤቶቻችን፡ ጎረቤቶቻችን፡ ጎረቤቶቻችን፡ ጎረቤቶቻችን፡ ጎረቤቶቻችን፡

ክብቱ፡ ክንዳረጎሁ፡ ክወቀድ፡ ሐሙስ፡ ወደም፡ ክረገጥ፡
 መጥቼ፡ ክወገዳዎክሁ፡ ገሎ፡ ሃዳ።

ጥያቄዎች፡

ክቶ፡ ዓከሙ፡ ምን፡ ከመግዛት፡ ወዳ፡ ሱቅ፡ ሃዳ?

ክቶ፡ ዓከሙ፡ ክመጥ፡ ሱቅ፡ ገገ?

በክቶ፡ ክገዳ፡ ሱቅ፡ ውስጥ፡ ምን፡ ክገረ?

ክቶ፡ ዓከሙ፡ ክቶ፡ ክገዳን፡ ምን፡ ጠየቀሁ?

ክቶ፡ ዓከሙ፡ ገረጎሁን፡ ከምን፡ ክከገዛሁም?

ክቶ፡ ዓከሙ፡ ገረጎሁን፡ ከመግዛት፡ መቼ፡ ክመጣክሁ፡ ገሎ፡ ሃዳ?

በጎምንት፡ ውስጥ፡ ያኩንን፡ የቀረቡት፡ ከም፡
 ንገረኝ?

ከሰሌ፡ ከሌቀኛ፡ ትምህርት፡

ገገግር

ዳከሙ

ዳከሙ

መኪናዬ፡ ሙሉን፡ ገንዘብን፡ ከሁን፡ ሥራ፡ ስራ፡ ስራ፡ መኪና
መምርህን፡ ፍላጎት፡ ትቸው፡ ክሄዳኩሁ፡፡

ከማ

ምን፡ ያህሉ፡ ለመምርህ
ዎት?

ዳከሙ

ዐረፍተ፡ ነገሮች፡

ከሰራ፡ ከቶሮ፡ መምርህን፡፡

የህ፡ ገርጎግ፡ ነው፡፡

ከማ

የቺ፡ ካም፡ ልት፡፡

ገራገ፡ ዘቆቶን፡ ለቆሎ

የህኛው፡ ሙሻ፡ ነው፡፡

ዎት?

የቺኛዎ፡ ልመት፡ ልት፡፡

ዳከሙ

ከነዚህ፡ ሾሚዘች፡ ልቸው፡፡

ክዎ፡ ልግም፡ ገመገሙ፡

ክኛህ፡ ክገሎ፡ ልቸው፡፡

ከሌናዳገን፡ ነውና፡

ክኛህ፡ ለንድምችዎ፡ ልቸው፡፡

ክገሎ፡ ክዳገህን፡፡

ያ፡ ነት፡ ነው፡፡

ከማ

ያቺ፡ ክህያ፡ ልት፡፡

ግብት፡ ከመቆየት፡ ገንዘብ፡

ያኛው፡ ሌሊት፡ ነው፡፡

ክዳገህንዎታኩሁ፡፡

ያቺኛዎ፡ በቅኩ፡ ናች። ክኒያ፡ ክክብቲ፡ ናቸው።
 ክከዚያ፡ ክረገገኛች፡ ናቸው። ክናኛ፡ ክጐቶቶ፡ ናቸው።

ጥያቄና፡ መከታ፡

ጥያቄ

መከታ

ገንዘብ፡ ሲኖርህ፡ ኖሮ፡ የች፡ ወዲ፡ ኪትሶራያ፡ ክሄዱ፡
 ክሄዱ፡ ነበር?

ነበር።

ከከክ፡ ብትደውሉ፡ ኖሮ፡ ክዎ፡ ታገኛች፡ ነበር።

ክቤትህ፡ ታገኛህ፡ ነበር?

ክከር፡ ብር፡ ሲሰጥክ፡ ኖሮ፡ ክዎ፡ ክሰጠው፡ ነበር።

ካምፕን፡ ትሰጭው፡

ነበር?

ምሳዎን፡ ሲጠኑ፡ ኖሮ፡ ወዲ፡ ሲኒማ፡ ሲታ፡ ክሄዱ፡

የች፡ ይሄዱ፡ ነበር?

ነበር።

ክዚህ፡ መምጣታችሁን፡ ሁከቶሮ፡ ክጓሁም፡ ክጓኩ

ክገታችሁ፡ ሲያውቅ፡

ው፡ ነበር።

ኖሮ፡ ምን፡ ትኩት፡ ነበር?

ጥያቄ

መሪ

ሰውዬሙ፡ ዳንጠኛቸሁ፡ ለ ያሰር፡ ገሰር፡ ቅናሽ፡ እናዳር
 ሆን፡ ኖሮ፡ ቅናሽ፡ ታዳር ግኑ፡ ነገር።
 ጉኑ፡ ነገር?

ኮግሙን፡ እገታይ፡ ሙሉን፡ ምንም፡ ክከሙ፡ ነገር።
 ገታገገሙ፡ ኖሮ፡ ምን፡
 ትከሙ፡ ነገር?

ወረቀት፡ ለኖርሽ፡ ኖሮ፡ ዳ ክዎ፡ እድፍከት፡ ነገር።
 ገዳቤ፡ ትድሬከት፡ ነገር?

እዲስ፡ እገታ፡ ሙሉን፡ ገታ፡ እንገጠሙ፡ ነገር።
 ለኖራቸሁ፡ ኖሮ፡ ምን፡
 ታዳርጉት፡ ነገር?

ገንዘብ፡ ለኖሮይ፡ ኖሮ፡ ሌሊ ክዎ፡ እገዛ፡ ነገር።
 ስ፡ ትገዛ፡ ነገር?

ጠመኪዳይ፡ ሙሉን፡ ገንዘ ሙዳ፡ ኒሙዮርክ፡ እሄድ፡ ነገር።
 ን፡ ለኖሮይ፡ ኖሮ፡ ዮት፡
 ትሄድ፡ ነገር?

ቅናሽ፡ ገታገገ፡ ኖሮ፡ እይ ክዎ፡ እንገዛቸሙ፡ ነገር።
 ያና፡ ጠቅኤ፡ ትገዛዎቻ
 ሙ፡ ነገር?

ጥያቄ

መልስ

ብዙ፡ ላላግራግኙ፡ ቢኖሩህ፡
ኖሮ፡ ምን፡ ሥራ፡ ችሎታ
ቸው፡ ነገር?

ከሚኖሩ፡ ከላላግራግላቸው፡
ነገር።

ብዙ፡ ገንዘብ፡ ገደብቸው፡
ኖሮ፡ ነገሮች፡ ያመጡ፡
ነገር?

ከሚገኝላቸው፡ ያገኙ፡ ነገር።

እያንዳንዱ፡ ላላግራ፡ አንዳንድ
ድፍ፡ ብር፡ ቢያገኙ፡ ኖሮ፡
ምን፡ ያደርገው፡ ነገር?

ወረቀቶች፡ አንገባቸው፡ ይገዛ፡
ነገር።

አካር፡ ብር፡ ቢሰጥሽ፡ ኖሮ፡
ምን፡ ችግር፡ ነገር?

ጭማ፡ እገዛ፡ ነገር።

ዛሬ፡ ቅዳሜ፡ ቢሆን፡ ኖሮ፡
ምን፡ እንደሥራ፡ ነገር?

ወደ፡ ሲኒማ፡ ቤት፡ እንሄድ፡
ነገር።

መኪና፡ ገደብቸው፡ ኖሮ፡
ወደ፡ ነገላማ፡ እንዲሆን፡
ሁኔታ፡ ነገር?

በአገሩ፡ ይሄድ፡ ነገር።

ጥያቄ

መጠኑ

እመረገገ፡ ጠሃዳኙሁጠ፡ ጊዜ፡ እዎ፡ አዎናው።

ዎሽንግቶንን፡ አዎኙሁ? የከም፡ አካዎናውም።

ከጠፍ፡ ጠመግመግጠ፡ ጊዜ፡ እዎ፡ ያሠራ፡ ነጠሮ።

ያሠራ፡ ነጠሮ? የከም፡ አያሠራም፡ ነጠሮ።

ሴትዶዎ፡ እዚህ፡ ጠመግጠኙ እዎ፡ እኮጅዎ፡ ጤት፡ አረፈኙ።

ጠ፡ ጊዜ፡ እኮጅዎ፡ ጤት የከም፡ እኮጅዎ፡ ጤት፡ አካረፈኙም።
ት፡ አረፈኙ?

ዱብዳቤውን፡ ጠዳረጠ፡ ጊዜ እዎ፡ እንብራው፡ ነጠሮሁ።

ዜ፡ እንብራኸው፡ ነጠሮህ? የከም፡ እንብራው፡ እኮነጠሮሁም።

ጠከራው፡ ጠምንት፡ አገትና፡ እዎ፡ አዎሁ።

እናትህን፡ አዎህ? የከም፡ አካዎሁም።

ጠመግመግጠው፡ መግክጠኛ፡ እዎ፡ እራኮጋኮሁ።

እንብራኸን፡ ወዳ፡ ኒውዶ የከም፡ እኮከጠግም።

ርክ፡ መሄድ፡ እራኮጋ
ኮህ?

ጠመግመግጠው፡ ቶህገኮ፡ እመግ እዎ፡ ያራኮጋኮ።

ርኛ፡ ኮመግኮተመግ፡ ያራ የከም፡ አያራኮግም።
ኮጋኮ?

ጥያቄ

መከታ

ከስቀመጫዎ፡ ከመግቢያዎ፡
ናን?

ከዎ፡ ከመግቢያዎ፡ ናን።

የከዎ፡ ከመግቢያዎ፡ ከየደካኝዎ።

በመመገሙ፡ ጎምጓጉ፡ ሴት
የዎን፡ ቀመጠዎቻህን
ሁ?

ከዎ፡ ከናመገብክን።

የከዎ፡ ከናመገብክንዎ።

ሴት የዎ፡ መገኛ?

ከዎ፡ መገኛ።

የከዎ፡ ከሴመገኛዎ።

ሥራቸውን፡ በመሠረቱ፡

ከዎ፡ ከሥራቸው።

ጊዜ፡ ወደ፡ ስራቸው፡ ች
ሂደህ?

የከዎ፡ ከሥራቸውዎ።

ገዢው፡ ቅዳሜ፡ ወደ፡ ሱቅ፡
ሂደህ፡ ነገር?

ከዎ፡ ሂደን፡ ነገር።

የከዎ፡ ከሥራቸውዎ።

የሙጫ፡ ጉዳይ፡ መደብክን፡

ከዎ፡ የመገኛ።

ወደ፡ ከናንተ፡ ከገር፡ የመ
ገኛ?

የከዎ፡ ከየመገኛዎ።

ሥራህን፡ ከከምከን፡ ሰዓት፡

ከዎ፡ ከንሂደህን።

በሌት፡ ገንጠራ፡ ወደ፡

የከዎ፡ ከንሂደህዎ።

ቤትህ፡ ከገንጠራ፡ ከንሂደ
ከን?

ጥያቄ

መከታ

ከያንዳንዱ ሰው፡ ሦስት፡ ሦስት ከዎን፡ ጥፋ፡ ነው።
 ከት፡ ላረ፡ በየወጥ፡ በገጥ፡ የከዎ፡ ጥፋ፡ ከያዳከዎ።
 ሌ፡ በጣዎ፡ ጥፋ፡ ነው?
 ጋዜጣውን፡ ከከንግሪ ዝኛ፡ ከዎን፡ በጣዎ፡ ጥፋ፡ ነው።
 ወዳ፡ ከሰጥሮኛ፡ በተረ፡ የከዎ፡ ጥፋ፡ ከያዳከዎ።
 ሙት፡ በጣዎ፡ ጥፋ፡ ነው?
 ከጃገረድዎ፡ ወዳ፡ ትደረግህ፡ ከዎ፡ መሃዳ፡ ትኛካከኛ፡
 ቤት፡ ከመሃዳ፡ ላቶራ፡ የከዎ፡ ከትኛከዎ።
 ከጣ፡ መሃዳ፡ ትኛካከኛ?
 ሁከት፡ የመገገ፡ ገጠማዎ ከዎን፡ የትኛከ።
 ኛ፡ በደረግ፡ ከንደን፡ የከዎ፡ ከየትከዎ።
 መሙሶዳ፡ ከትኛካከሁ?
 የሁከት፡ ላረ፡ በንደን፡ ከመ ከዎን፡ የደርሰዎ።
 ከደረግ፡ ሙሶን፡ በገገ፡ የከዎ፡ ከያደርሰውዎ።
 ምሩከት፡ የገንገሎን፡
 የደርሰዎ?
 በመመጣው፡ ከሁዳ፡ ወዳ፡ ከዎን፡ ከንሃዳከን።
 ሲኒማ፡ ቤት፡ ትሃዳካሁ? የከዎ፡ ከንሃዳዎ።

ጥያቄ

መከታ

ወንጠርዎን፡- ወሳዳችሁ?

ከዎን፡- ወሳዳችሁ።

የከም፡- ከኮወሳዳችሁም።

ዱብዳቤውን፡- በሚያነገሩበት፡

ከዎን፡- ክጠጣ፡ ነገር።

ጊዜ፡ ከንቀ፡ ጉዳ፡ ትጠጣ፡

የከም፡- ከኮጠጣም፡ ነገር።

ነገር?

የቤቱን፡- ገሬላ፡- በነገራት፡ ጊዜ፡

ከዎን፡- ክንገጠዎኮን።

በርሳህን፡- ትገጠታህ?

የከም፡- ክንገጠውም።

ሁ?

ከንቀ፡- ቤት፡- በሚመጣበት፡

ከዎን፡- ያጠካ።

ቋንቋ፡- ምሳሌን፡- ያጠካ?

የከም፡- ክያጠካም።

ከሚገኝ፡- በሚገኝበት፡- ብዙ፡

ከዎ፡- ብዙ፡- ቋንቋ፡- ክወቀ።

ከዲብ፡- ቋንቋ፡- ክወቀ?

የከም፡- ብዙ፡- ቋንቋ፡- ክከወ

ቋም።

ሥራ፡- በሚሠሩበት፡- ቋንቋ፡

ከዎን፡- ያገኛሉ።

ብዙ፡- ገንዘብ፡- ያገኛሉ?

የከም፡- ክያገኙም።

በወንጠር፡- ካቶ፡- በሚቀመጥ

ከዎን፡- ያነጠጣሉ።

በት፡- ጊዜ፡- መድከሩ፡- ያነ

የከም፡- ክያነጠጣም።

ብሉ?

ጥያቄ

መልስ

ከሆኑት፡ ገከቦት፡ ጠዘ፡ ገን ስዎን፡ ስገን።
 ዘገ፡ በመክፈት፡ በጣ የከም፡ ስካገንም።
 ም፡ ጥሩ፡ ክፍት፡ ስገን?
 ሀዳ፡ ገከቦት፡ ቀንረ፡ ቶኦ፡ ስዎ፡ ቶኦ፡ የነገሩካት።
 የነገሩካት? የከም፡ ስየነገሩካትም።
 ሀዳውን፡ በመክፈት፡ ም ስዎ፡ ዱሱ፡ ስከው።
 ክንያት፡ ዱሱ፡ ስከው? የከም፡ ዱሱ፡ ስካከውም።
 በሰዓቱ፡ በመደረገው፡ ዱ ስዎን፡ ዱሱ፡ ስከኝ።
 ሱ፡ ስከኝ? የከም፡ ዱሱ፡ ስካከኝም።
 ከንቀኝሁን፡ ከገ፡ መሰደገ ስዎን፡ መሰደግን።
 ኝሁ? የከም፡ ስከመሰደግንም።
 በየጊዜው፡ ከከክ፡ ትዳውኮ ስዎን፡ ስዳውኮካቶከሁ።
 ካቶከህ? የከም፡ ስከዳውኮካትም።
 ስንድ፡ ገርፎግሩ፡ ስንድ፡ ሰ ስዎ፡ ዱሱ፡ የከኛት።
 መገዝ፡ ጠቅመጣክህ፡ የከም፡ ዱሱ፡ ስየከኛትም።
 ዱሱ፡ የከሃት?
 ከከርሳሱ፡ ሃሰት፡ ሃንቲም፡ ስዎ፡ መከካም፡ ናው።
 ጠሰጣት፡ መከካም፡ የከም፡ መከካም፡ ስየዳከም።
 ናው?

ጥያቄ	መልስ
ሰማያዊ፡ መኪናውን፡ ካወ	ከዎን፡ ቶራክጋኔ።
ካዳገን፡ ቶራክጋኔ?	የካዎ፡ ከቶራክጋኔ።
ጫማቸውን፡ ሸጠገቸው?	ከዎን፡ ሸጠገቸው።
	የካዎ፡ ከኮሸጠገቸው።
በመኪናው፡ ልሳን፡ ዘቆኑ፡	ከዎን፡ ጩሰ።
ጩሰ?	የካዎ፡ ከኮረጩሰ።
ክገገ፡ የመኪናው፡ ገጫ፡	ከዎን፡ ሌላክገገ።
ሌላክገገ?	የካዎ፡ ከኮሌላክገገ።
ከህያቸውን፡ ያከሙ፡ ወሳዳ	ከዎን፡ ወሳዳገቸው።
ገቸው?	የካዎ፡ ከኮወሳዳገቸው።
ያከሙ፡ የክገገን፡ ዘቆኑ፡	ከዎን፡ ጩሰገገ።
ጩሰገገ?	የካዎ፡ ከኮረጩሰገገ።
ከኮሮ፡ ሣንቀዎ፡ ጠንሰገገ፡	ከዎን፡ ክጠጣኮሆ።
ሱና፡ ገጠጣኮሆ?	የካዎ፡ ከኮጠጣዎ።
ወዳ፡ ሱቅ፡ ጠንቀዳ፡ ክገገ	ከዎን፡ ንገገኮኛኮኛ።
ገን፡ ንገገኮኛኮኛ?	የካዎ፡ ከንገገኮኛ።
ቁርኮ፡ ክክኛ፡ ጋሮ፡ ገገኮ፡	ከዎን፡ የመጠኮኛ።
መኮካዎ፡ የመጠኮኛ?	የካዎ፡ ከየመጠኮኛ።

ጥያቄ

መከላከያ

የክፍያ ስራዎች ለማድረግ፡
ክፍያ ለማድረግ፡ ስራዎች ለማድረግ
ጥያቄ?

ክፍያ ስራዎች ለማድረግ፡
የክፍያ ስራዎች ለማድረግ፡

ክፍያ ስራዎች ለማድረግ፡
ክፍያ ስራዎች ለማድረግ፡

ክፍያ ስራዎች ለማድረግ፡
የክፍያ ስራዎች ለማድረግ፡

መጠን ስራዎች ለማድረግ፡
ጥያቄ ስራዎች ለማድረግ፡
ጥያቄ ስራዎች ለማድረግ፡

ክፍያ ስራዎች ለማድረግ፡
የክፍያ ስራዎች ለማድረግ፡

ሰነድ ስራዎች ለማድረግ፡
ክፍያ ስራዎች ለማድረግ፡
ክፍያ ስራዎች ለማድረግ፡

ክፍያ ስራዎች ለማድረግ፡
የክፍያ ስራዎች ለማድረግ፡

ጥያቄ ስራዎች ለማድረግ፡
ጥያቄ ስራዎች ለማድረግ፡

ክፍያ ስራዎች ለማድረግ፡
የክፍያ ስራዎች ለማድረግ፡

ጥያቄ ስራዎች ለማድረግ፡
ጥያቄ ስራዎች ለማድረግ፡
ጥያቄ ስራዎች ለማድረግ፡

ክፍያ ስራዎች ለማድረግ፡
የክፍያ ስራዎች ለማድረግ፡

ጥያቄ

መልስ

የቤት፣ ነገራዎች፣ ቅናሽ፣ ጠቃሚ ነገሮች፣ የመጠኑ ናቸው።

ርግጠኛው፣ በቤቱ፣ ልሳን፣ የካም፣ ከየመጠኑ ናቸው።

የቆይታው፣ የመጠኑ ናቸው?

እነዚያ፣ ሌሎች፣ በመጠኑ ናቸው፣ ነገሮች፣ ደግሞ፣ ነገሮች።

ደግሞ፣ ነገሮች?

የካም፣ ደግሞ፣ ነገሮች ናቸው።

መጠኑ፣ በካም፣ ታዲያ፣ የካም፣ ነገሮች ናቸው።

ይ?

ከጠቃሚ፣ በካም፣ ደግሞ፣ ነገሮች፣ ደግሞ፣ ነገሮች።

ነገሮች?

ጠቃሚ፣ በካም፣ ደግሞ፣ ነገሮች ናቸው።

እነዚያ፣ ነገሮች፣ መጠኑ ናቸው።

ነገሮች ናቸው?

እነዚያ፣ በካም፣ ደግሞ፣ ነገሮች ናቸው።

ደግሞ፣ ነገሮች፣ ነገሮች፣ ነገሮች።

ነገሮች፣ ነገሮች ናቸው?

በካም፣ ልሳን፣ መጠኑ ናቸው፣ ነገሮች፣ ነገሮች፣ ነገሮች።

በካም፣ ነገሮች ናቸው፣ ደግሞ፣ ደግሞ

ነገሮች።

ደግሞ፣ ነገሮች ናቸው?

ጥያቄ

መከታ

ባርፎጣና፡ ሸሚዝ፡ ከመግ ከዎ፡ ከህዳከሁ።
 ዛኝ፡ ለከምቅሬቴግ፡ በዚ የከም፡ ከከህዳግም።
 ሂ፡ ከሙቶቡሉ፡ ወዲ፡ ነ
 ተሚ፡ ንህዳከህ?

ወንድምህ፡ ከራብ፡ ለከሚመሰ ሐሙስ፡ ነቀኑ፡ በክሬቅ፡ ሰዳ
 ግ፡ ለከክ፡ ንዳሙቴከታ ን፡ ቴዳሙቴከታ፡ ከሰባክ
 ከህ?
 ከሁ።

መሬት፡ ለከምቅዞር፡ ክኛም፡ የከም፡ ከንዞርም።
 ክብረን፡ ክንዞራከን?

ክህያ፡ ነፍሱ፡ ክንዳከሙ፡ ታሙ በሙነቱ፡ ክካሙቅም።
 ቃከህ?

ክሊምቅ፡ ለከሚመግ፡ ምን፡ ከዕረፍት፡ ወዲ፡ ክሚሪካ፡
 ሚረግ፡ ትሬከጋከህ? ክህዳከሁ።

ከከ፡ ክዲሱ፡ ነቀሚ፡ ምን፡ የምነግሮህ፡ ነግሮ፡ የከኛም።
 ትነግረኛከህ?

ከከ፡ ሙጭ፡ ጉዳይ፡ ሚረከታ ከዎ፡ ክሙቃከሁ።
 ፋ፡ ክዞህ፡ መምግታ፡ የከም፡ ክካሙቅም።
 ታሙቃከህ?

ጥያቄ

መከታ

ቦሬ፡- ስክሶጦጦቸ፡ ካም፡ ትሶ
ጫቶዋኮቸ?

ከዎን፡ ክሶጣቶዋኮሁ።

ክኮመገ፡ ስኮኮ፡ ስኮምቶ
ዱሁኮ፡ ክንፋም፡ ትዱሁ
ካኮህ?

ከዎን፡ ክዱሁካኮሁ።

የኮም፡ ካኮከሁኮም።

ክገታቸሁ፡ መጥፋሁ፡ ስኮ
ጠየቀዎቸሁ፡ ዱሶ፡ ክ
ካቸሁ?

ቦጣም፡ ዱሶ፡ ክካኮንም።

ቦንቶ፡ ስካገኛቸ፡ ክዚህ፡ ትቆ
ያኮቸ?

የኮም፡ ክትቆይም።

ከዎ፡ ትቆያኮቸ።

ሱኮ፡ ክህቸህ፡ ሙዱ፡ ክመጪካ፡
መሃዱ፡ ተሁቀኮህ?

የኮም፡ ክካሁቅም።

ክገታህ፡ ገንዘብ፡ ስካገኛ፡ ዱ
ሱ፡ ክኮህ?

ከዎን፡ ዱሶ፡ ክኮቸ።

የኮም፡ ዱሶ፡ ክካኮንም።

ሱኮ፡ ሙንዱሙ፡ ተኅገረ?

የኮም፡ ሱኮ፡ ሱቶ፡ ኮጁ፡ ተኅገረ።

ሱኮ፡ ጥያቄሁ፡ ምን፡ መከሶ?

ምንም፡ ክኮመከሶም።

ብዙ፡ ስኮሠራቸ፡ ራስዎን፡
ክመመገቶ?

የኮም፡ ብዙ፡ ስኮሠራቸ፡ ራስ

ዎን፡ ክካመመገቶም።

ጥያቄ

መከሰ

ሰከ: ከዲሱ: ነገላዎ: ምን: ምንም: ነገር: ከነገር ላይም::
ክንገረኛ ከላይ?

ሰከ: ከሙቶሱሰ: መምጣ ሆኖም: ከካሙቅም::
ኛ: ቀላቀ ከላይ?

ካም: ሰከሰጠሃቸው: ምን: ምናኮገኛ: ከንድ: ፈረሰ: ቀሰ
ቀሰጠሃኮ?

ሰከ: ሙጭ: ገዳቆ: መጋኒኮቆ ከሁን: ምንም: መገሰጠ: ከንጅ
ሩ: ምን: ቀሰገካጅሁ?

ጠሁ: ሰንቅ: ከዚላ: ሰከኮኮ: ሠድ: ከገሌቸው: መሃድ: ጠ
ሠድ: ከገሌቸው: መሃድ: ጣም: ቀረኮገኮ::

ከቀረኮ ገም?
ቀንሮ: ሰካሠቀ: ጠሁ: ገንዘ ሆኖም: ከያገኛም::

ጠ: ያገኛኮ?
ሰከ: ጥያቄው: ምን: መከሰ ምንም: ከኮመከሰሁም::

ላይ?
ሰከ: ንግግሩ: ምን: ቀሰገኮ ምንም: ከካሰጠም::

ላይ?
ሰከ: ምን: መናገር: ገረኮገ ከሰ: ገምህሮኛ: ጌቆ: መናገር:

ከላይ?
ከረኮገኮሁ::

ጥያቄ

መከላከል

ሰከ: ንመጥሮኛ: ቋንቋ: መና ከዎ: ክፍትገብሁ::

ገሮ: ቀፊ ገብሁ?

ሰከ: ጥናታ: ሌን: ከገብሮን ሆኖ: ክፍትገብሁዎንግዎ::

ይ: ናገሮሃን?

ጥዎን: ሱና: ሰከገብጣን: ክካውቆግዎ::

ክሁን: መጠጣን: ገፊ ገብሁ?

ገብሁ?

ጣጣ: ሰከገብሁን: ገገሃን ሆኖ: ክፍትገብሁንግዎ::

ከይ?

መገናኛ: ክፍትገብሁ: ሰከገብ ገዎን: ክፍትገብሁግዎ::

ሆን: መገናኛ: ክፍትገብሁ

ግዎ?

ድርሰት፡

ጊዜው፡ በጋ፡ ስከሆነ፡ ፀሐይ፡ ወጥቶኮች። ነቶ፡ ነ
በዲም፡ ወንድሙን፡ ከማየት፡ ስከሊከገ፡ ነው። ጭፍ፡ ጉዳዩ፡
ሚረከቶ፡ ከከሰራ፡ ከምስት፡ ቀን፡ ሊቃኛ፡ ተቀብኮ።

የነቶ፡ ነጠዳ፡ ወንድም፡ የሚኖረው፡ ስራ፡ ነቶ
ማ፡ ውስጥ፡ ስከሆነ፡ ስመገና፡ ከመሃድ፡ ከሰጠ። ነቶ፡
ነጠዳ፡ ጭማሪ፡ ነቶን፡ ሸሚዙንና፡ ከሌገቶን፡ ነጠዳ፡
በኋላ፡ ከመገናው፡ ውስጥ፡ ስገን፡ ዘቆት፡ ጨመረ።
ጉዞውን፡ ከመጀመሩ፡ ስራ፡ ሌጁ፡ ሊቀናውን፡ ጨርሶ፡
ስከነጠሮ፡ ነገቶ፡ ነቶ፡ ነጠዳ፡ ጋሮ፡ ከሰሮ፡ ከመሃድና፡
ከገቶን፡ ከማየት፡ ሊከገ።

ከገን፡ ሌጁ፡ ከሰራው፡ ከምስት፡ ሰዓት፡ ነቶጊዙ፡
በኋላ፡ ስመንገዳቸው፡ ካቆ፡ ስሚገኙው፡ ጣቢያ፡ ከሮሊ
ው፡ ምሳቸውን፡ ሰኩ። ምሳቸውን፡ ከስገንጠኩ፡ ድረስ፡
የመገናቸው፡ ገመ፡ ከሊናዳ፡ ስከነጠሮ፡ የመገናውን፡
ገመ፡ ከሰዳሰው፡ መንገዳቸውን፡ ከገንገና፡ ጀመሩ።

ከሰራ፡ ሁከት፡ ሰዓት፡ የሃኮ፡ ነቶጊዙ፡ በኋላ፡ በሁ
ከቀኛው፡ ቀን፡ ስራ፡ ነቶማ፡ ድረሱ። በድረሱበት፡ ሰ
ዓት፡ ፀሐይ፡ ጠካቆ፡ ስከነጠሮ፡ ነጠጠቶን፡ ከማየት፡
ቻኩ።

ጥያቄዎች:

እቶ፡ ክበዱ፡ ማጓጓ፡ ከሚሆኑ፡ ፊኮገ?

ፊቃድ፡ ክሆኑ፡ ቀቀብኮ?

እቶ፡ ክበዱ፡ ወንድሙን፡ በሆኑኛው፡ ወራት፡ ማሆኑ፡ ፊኮገ?

ፊቃድ፡ ከከንት፡ ቀን፡ ቀቀብኮ?

የእቶ፡ ክበዱ፡ ወንድም፡ የሚኖረው፡ የት፡ ነው?

እቶ፡ ክበዱ፡ ክማን፡ ጋር፡ ሄዱ?

እቶ፡ ክበዱና፡ ልጅ፡ ስምን፡ ተገዙ?

ክመሃዱ፡ በሬት፡ ምን፡ ክዘጋጁ?

እገትና፡ ልጅ፡ ክብረው፡ ስንት፡ ሰዓት፡ ተገዙ?

የእቶ፡ ክበዱ፡ ልጅ፡ ከምን፡ ክክገቱ፡ ጋር፡ ሄዱ?

ምሳቸውን፡ የት፡ ባኩ?

የመገናኛውን፡ ገማ፡ ምን፡ ክደረጉት?

ሐረር፡ መኙ፡ ደረሱ?

ሐረር፡ ሲደርሱ፡ ምን፡ ክሆ?

በሳምንት፡ ውስጥ፡ የኩትን፡ የቀኖች፡ ስም፡ ገገረኝ?

የክሌቱን፡ ወራት፡ ስምች፡ ገገረኝ?

ክብራ፡ ክምስታ፣ ፊምህር፡

ጓግግር

ክሳካሌ

ክሳካሌ

ምጓ፡ ካቕርብ፡ ጌታዬ?

ከመጠቀስ፡ ምጓ፡ ካምጣ?

ምጓ፡ ካምጣ፡ ጌታዬ?

ጁን

ጁን

የጠም፡ ምጣብ፡ ምጓ፡ ክካፍሁ?

ምጓ፡ ዓቂና፡ ምጣብ፡ ክካፍ

ክሳካሌ

ሁ?

ከዓሣ፡ ክክቅክኮ፡ የቀሠ

ክሳካሌ

ሌ፡ የጠም፡ ምጣብ፡ ክኮን።

የዱሮ፡ ክኮጫ፡ ፓብታ፡ ሹታ፡

ኮካም፡ ዓቂና፡ ክጠኮ፡

ክፊክኮ፡ ፖብታ፡ ሠጋ፡

መሥራ፡ ክንፍካኮ።

የዱሮ፡ ወፕ፡ ክክንቅካኮ፡

ጁን

ናጭ፡ ክንጃሌና፡ ዓብ፡ ክኮን። ዓሣ፡ ከኮም፡ የዓሣ፡

ጁን

ወጠ፡ ክምጣካ።

ከሌሌ፡ የዱሮ፡ ወፕ፡ ክናጭ፡

ክንጃሌ፡ ጋር፡ ክጠኮ፡

ሁ።

ጥያቄና፡ መልስ፡

ጥያቄ

መልስ

ፍቃድ፡ ብቃገፑ፡ ገመግግካ
ኛሁ?

ክዎ፡ ካገኛኝ፡ እንመግከኝ።

ሙድ፡ ከሆነ፡ ከፀን፡ እንገደ
ኝ፡ ሆቅቴ፡ ገብሮክህ?

በከተማሙ፡ ሙሉን፡ ኬካ፡
ሆቅቴ፡ የከፀ።

እንድ፡ ሰዓት፡ ካከራ፡ ወድ፡
ቤቱ፡ ይሄድ?

ክዎ፡ ይሄድ።

ከሙ፡ ክብካ፡ ገብካክህ?

ክዎ፡ ክብካ፡ እብካክሁ።

ከሌት፡ ክጠራህ፡ ገሃዳክህ?

ክጠራኝ፡ እሄዳክሁ።

ዝናብ፡ ክመጣ፡ ወድ፡ ቤት
ኸ፡ እንሄጃለሁ?

ዝናብ፡ ክመጣ፡ ወድ፡ ቤቱ፡
እሄዳክሁ።

ገመግጦኝ፡ ካድሱት፡ ገንዘብ፡
ትሰጡዎቼካኛሁ?

ገንዘብ፡ ካከኝ፡ እንሰጣቸዎክ
ኝ።

እሁን፡ ክመጡ፡ ዲብዳቤ፡
ትሰጣቸዎክህ?

ክዎ፡ እሰጣቸዎክሁ።

እሆቅቴ፡ ሙሉን፡ የደሮ፡ ወ
ኛ፡ ክሰጥህካክህ?

ካገኛሁ፡ እብካክሁ።

ህ፡ ገብካክህ?

ጥያቄ

መልስ

ፓስታ፣ ሹታ፣ ሲያቀርብክ
ኛሁ፣ ንገህክኛሁ?

ካቀረብክ? ክንገህክ?

ፀሐቂ፣ ስንገገ፣ ጨረቃ፣ ን
መጣክኛ?

ክዎ፣ ፀሐቂ፣ ክገገኛ፣ ጨረቃ፣
ንመጣክኛ።

ወንድምህ፣ ንገምህሮኛ፣ ቤኛ፣ ክገገ፣ ክገገክሁ።
ክገገ፣ ንገገክህ?

ክመሪገ፣ ክመጣኛሁ፣ ስንኛ፣ ክሥር፣ ዓመኛ፣ ሆኖ።
ዓመኛ፣ ሆኖ?

ክመሪገ፣ መመሪ፣ ክገገ፣ ክክንድ፣ ሳምንት፣ በኋላ፣ ቀሪ
ከምን፣ መዳ፣ ክንድ፣ ይደ፣ ዳ፣
ክቀሪ፣ ገም?

የዛሬ፣ ሳምንት፣ ክመጣኛ፣ ወ
ዳ፣ ክኛ፣ ክመጣኛህ?

ክዎ፣ ክመጣኛ፣ ክመጣኛህ።

ፍቃድ፣ ክጠየቅኛሁ፣ ክገኛ
ክኛሁ?

ክዎ፣ ክጠየቅኛ፣ ክገኛክ።

ገንዘብ፣ ክከላ፣ መዳ፣ ሐረር፣
በመገንዳ፣ መሃድ፣ ቀኝክ
ክ?

ክዎ፣ ገንዘብ፣ ክከላ፣ መሃድ፣
ቀኝክ።

ጥያቄ

መጠኑ

ቤተሰብህን፡ ነገራት፡ ስራዎች፡ ሆስፒታል፡ ልማት፡ ሆስፒታል፡

ሆስፒታል፡ ሆስፒታል?

ስራዎች፡ ስራዎች፡ ነገራት፡ ስራዎች፡ ሆስፒታል፡ ሆስፒታል፡

ስራዎች፡ ሆስፒታል፡ ሆስፒታል?

መጠኑ፡ ነገራት፡ ስራዎች፡ ስራዎች፡ ሆስፒታል፡ ሆስፒታል፡

ስራዎች፡ ሆስፒታል፡ ስራዎች፡ ስራ

ስራዎች፡ ሆስፒታል?

ስራዎች፡ ስራዎች፡ ስራዎች፡ ስራዎች፡ ስራዎች፡ ስራዎች፡

ስራዎች፡ ስራዎች፡ ስራዎች?

ስራዎች፡ ስራዎች፡ ስራዎች፡ ስራዎች፡ ስራዎች፡ ስራዎች፡

ስራዎች፡ ስራዎች፡ ስራዎች?

ስራዎች፡ ስራዎች፡ ስራዎች፡ ስራዎች፡ ስራዎች፡ ስራዎች፡

ስራዎች፡ ስራዎች፡ ስራዎች፡ ስራዎች፡ ስራዎች፡ ስራዎች፡

ስራዎች፡ ስራዎች፡ ስራዎች፡ ስራዎች፡ ስራዎች፡ ስራዎች፡

ስራዎች፡ ስራዎች፡ ስራዎች፡ ስራዎች?

ስራዎች፡ ስራዎች፡ ስራዎች፡ ስራዎች፡ ስራዎች፡ ስራዎች፡

ስራዎች፡ ስራዎች፡ ስራዎች፡ ስራዎች፡ ስራዎች፡ ስራዎች፡

ስራዎች፡ ስራዎች፡ ስራዎች፡ ስራዎች፡ ስራዎች፡ ስራዎች፡

ስራዎች፡ ስራዎች፡ ስራዎች?

ጥያቄ

መከታ

እናቶቼ፣ እገቶቼ፣ ነመጡ፣ ነመጡ፣ እመጣኩሁ።

እመጣኩህ?

በጥያቄ፣ ነመጣ፣ እገብራለሁ፣ እኛ፣ ጥያቄ፣ ነመጣለሁ፣ እገብራ

መሄድ፣ እንከከሁ? ገ፣ እንሄዳለን።

መሄድ፣ ነገረከክሁ፣ ትወስኑ መሄድ፣ ነገረከክሁ፣ እወስኑህ

ደግሞ? ከሁ።

ድርሰት፡

እቶ፣ የሐንታ፣ ከምሳ፣ ወደ፣ እንደ፣ ሆኑ፣ ሄደ።

በዚህ፣ ሆኑ፣ ወሰን፣ በጣም፣ ገዙ፣ ገዙ፣ ገዙ፣ የእንደሆኑ
ያ፣ ምግብ፣ ነበር።

የሆኑ፣ እገባኬ፣ እንገዳውን፣ እንደሆነ፣ ሄደ፣ ምን፣

ከቅርብ፣ ጊዜ፣ ገዙ፣ ገዙ፣ ገዙ፣ እቶ፣ የሐንታ፣ ከጥያቄ፣

ጊዜ፣ ነቅሶ፣ በጊዜ፣ ምን፣ ዳዎን፣ ምግብ፣ እከክሁ፣ እከ

ና፣ እገባኬውን፣ ገዙ፣ ገዙ፣ እገባኬውም፣ የደረ፣ እከክሁ፣

ገዙ፣ ገዙ፣ እንከከሁ፣ ገዙ፣ ገዙ፣ የደረ፣ ወን፣

ና፣ እንደሆነ፣ ደግሞ፣ እከክ፣ እከክ፣ እቶ፣ የሐንታም፣

ከጌሱ፡ የደረ፡ ወን፡ ነገሳንቅካኔዎ፤ ከገሀብቱ፡ ዓሣ፡
 ወን፡ ንዘዘ።

ጥያቄዎች፡

- ኸቶ፡ ሉሐንብ፡ ከምሳ፡ የች፡ ሂደት?
- ኸሱ፡ በሆቲሉ፡ ልሳን፡ ነገሳን፡ ጋራ፡ ቀንጋገረ?
- ከምሳሌ፡ ምን፡ ዓይነት፡ ምግብ፡ ንዘዘ?
- ከገሀብቱ፡ ምን፡ ንዘዘካች?
- ኸሆቲሉ፡ ልሳን፡ ምን፡ ዓይነት፡ ምግብ፡ ቀገረ?
- ከምግቡ፡ ስንት፡ ገንዘብ፡ ነገረ?
- ኸቶ፡ ሉሐንብ፡ ነገሩ፡ ኸገረ፡ መጣ?
- ኸቶ፡ ሉሐንብ፡ ኸላን፡ ወን፡ ምን፡ ኸሱ?
- ኸሳካሌሌ፡ ኸቶ፡ ሉሐንብ፡ ምን፡ ገብ፡ ጠየቀላ?
- ኸቶ፡ ሉሐንብ፡ ምን፡ ኸላን፡ መከሰከች?

ከሰሌ፡ ሰድሰቶኛ፡ ንምህርቲ፡

ንግግር

ክሳካሌ

ጁን

ከመዛጋጃቲ፡ ንንጹ፡ ጊዜ፡ ሰከ ምን፡ ዓባይቲ፡ ያገር፡ ውሰን፡

መጊዜ፡ ፋብ፡ ሰዓቲ፡ ያህ መጠን፡ ክከ?

ፎ፡ ቀገሉን፡።

ክሳካሌ

ጁን

ሲኖ፡ ሲሌ፡ ክሊቂ፡ ጠካራ፡ ጠ

ግድ፡ ያከም፡ ክንቶኑ፡ ገም፡። ጁ፡ ክከን፡።

ክሳካሌ

ጁን

ክከገዢያ፡ ድረሱ፡ ከመቀነ ከክፍ፡ ክንድ፡ ጠርመሱ፡ ሲሌ፡

ዛ፡ ምን፡ ዓባይቲ፡ መጠ ለክሰዋ፡ ደግሞ፡ ክንድ፡ ጠር

ን፡ ካቅርብ? መሱ፡ ጠጁ፡ ክምጣከን፡።

ጁን

መሰከ፡ ጁን

ጠጣም፡ ንፋ፡ ክሳብ፡ ነው፡። ውሃ፡ ክንጂ፡ ጠጁ፡ ክንድታመ

ምን፡ ዓባይቲ፡ መጠን፡ ጣከን፡ ክከሊ፡ ገም፡።

ክከን፡ ሁ?

ክሳካሌ

ክሳካሌ

ክጅ፡።

የውጭ፡ ክገር፡ ወቀም፡ ያገ ጁን

ር፡ ውሰን፡ መጠን፡ ያህ ሰንቲ፡ ክገር፡ ገሃከሁ?

ገገኩ?

ክብሩ

ጸን

ክምብን፡ ብር፡ ነገረሰብ፡ ህ
ንቲም፡ ነገር፡፡

የህምብ፡ ብር፡ ምንድን፡ ክክይ?
ክብሩ
ክምን፡ ክክን፡፡

ንግግር፡ መከራ፡

ንግግር

መከራ

ክብሩ፡ ምን፡ ዓይነት፡ ም
ግግር፡ ክንግግር፡ ንግግር
ግግር?

ዓህ፡ ወግ፡ ብር፡ ክንግግር
ን፡ ክግግር፡፡

ግግር፡ ክንግግር፡ ንግግር
ክግግር፡፡

ክክራ፡ ክምብን፡ ዓይነት፡
ብር፡ ግግር፡፡

ግግር፡ ክንግግር፡ ክክ
ክግግር፡፡

የክም፡ ክክግግር፡፡

ግግር፡ ብር፡ ክንግግር
ክግግር፡፡

ክምን፡ ክንግግር፡ ግግር፡፡

ጥያቄ

መልስ

አንቶ፡ ሰዎች፡ እንዲመጡ፡ ሃምሳ፡ ሰዎች፡ እንዲመጡ፡
ነገር ላቸው?
ነገር ሁላቸው።

ጥቂት፡ ጊዜ፡ እንድትገቡት፡ ከዎን፡ ነገር።
ነገራችሁ?

የዱሮ፡ ክፍሎ፡ እንድንሠራካ ከዎን፡ እንጠራክ?
ችሁ፡ ትጠራክችሁ?

ፓስታ፡ ሹታ፡ እንዲጠካ፡ ጠ የከም፡ ክፍጠየቅሁትም።
የቅጥሁ?

ምን፡ ዓይነት፡ ምግብ፡ እንድትጠካ፡ እንደ
ትጠኩ፡ ትጠራክችሁ? ጠራክ?
ደብዳቤ፡ ምግብ፡ እንዲያቀርብክ የዱሮ፡ ልጠን፡ እንዲያቀርብክ
ጠራክ፡ ትጠራክህ?

ከመጠቀሙ፡ ምን፡ እንዲመጣ ለሌ፡ እንዲመጣላቸው፡ ያሌጠ
ላቸው፡ ያሌጠሩ?
ጠራ።

ከጠደና፡ ከሰዓት፡ እንዲመጡ፡ የከም፡ እንጠራክም።
እንጠራክም?

ወደ፡ እንዲሰጥ፡ ለሃደ፡ እንዲ ከዎን፡ ነገር ሁላቸው።
ወሰዱህ፡ ነገር ላቸው?

ወደ፡ እንዲሰጥ፡ ለሃደ፡ እንዲ ከዎን፡ ነገር ሁላቸው።
ወሰዱህ፡ ነገር ላቸው?

ጥያቄ

መልስ

ነገራት ለማድረግ ስትችሉ፡ ጋር፡ ሲሆን፡ አገራት፡ እናቱ፡ ነገራት።

አመራር፡ እንዲናገር፡ ማን፡

ነገራት?

ብዙ፡ ገንዘብ፡ እንዲናገሩ፡ ሆኑ፡ አውጭ፡ ጉዳይ፡ ማረከቱ፡ ውስጥ

እንዲሁ?

ግን፡ እንዲሁ።

ምን፡ ዓቀፍ፡ ምሳኔ፡ እንዲሁ እኔ፡ ምሳኔ፡ አገራት ግም።

ነገር ሆኖ ለሌሎች?

እነሆች ሆኖ ማን ተሰጧል፡ እንዲሁ አዎን፡ ነገር ሆኖ ችሏል።

ሠራ፡ ነገር ሆኖ ችሏል?

ጋዜጣውን፡ እንዲናገሩ ለጉሙ አስተማሪዎች ነገራት።

ው፡ ማን፡ ነገር ሆኖ?

ደብዳቤውን፡ ዛሬ፡ እንዲጻፍ አዎን፡ ነገር ነው።

ው፡ ነገራት ሆኑ?

ምሳኔ ሆኖ፡ አገራት፡ እንዲሁ አዎን፡ እንዲሁ፡ ድረስ፡ ጠራላ

ባኩ፡ ጠራላ ችሏል?

ሆኖ ችሏል።

ውድ፡ ሠራው፡ እንዲናገሩ፡ ማን ማን ሆኖ፡ ነገር ሆኖ፡ ይመስላል

ማን፡ ነገር ሆኖ?

ኛ ነ።

አገራት፡ ብዙ፡ ገንዘብ፡ እንዲሁ አዎን፡ ይመዳል።

ንገራት፡ ይመዳል?

ጥያቄ

መልስ

ከመገናኛ፡ ጥሩ ነገር፡ አገልግሎት፡ አዎ፡ በጣም፡ አረጋገጠኝ።

አንድ ጠያቂ ምኞት፡ ገራ
ከገደብ?

በምን ፡ አንድ መጣ፡ ገራ ከ በመገናኛ፡ አንድ መጣ፡ አረጋገጠኝ
ጊዜ?

አዳኝ፡ አዲስ፡ አንድ መጣ፡ አዎን፡ ነገር ሆኖታል።
ነገር ሆኖታል?

በአምስት፡ ሰዓት፡ ነገሩ፡ አዎን፡ ነገር ሆኖታል።
አንድ መጣ፡ ነገር ሆኖታል?

ከጠደቀ፡ ከመገናኛ፡ ነገሩ፡ ጋር፡ አዎን፡ ነገር ሆኖታል።
ሌላ፡ አንድ መጣ፡ ነገር
ሆኖታል?

ሰዓት፡ አንድ ሰዓት፡ ገራ ከጋር
ያዘኝ?

ነገ፡ መገናኛ፡ አንድ መጣ፡ ገራ ከ ከተማ ሆኖታል፡ አንድ መጣ፡
ገደብ? አረጋገጠኝ።

ወደ፡ ወጭ፡ አገር፡ ከመሃድ፡ አዎ፡ አረጋገጠኝ።
አገልግሎት፡ አዳኝ፡ አንድ
ጠያቂ ሆኖታል፡ ገራ ከገደብ?

ጥያቄ

መልስ

ምሳሌ፡ እንዲያዘጋጅክልኝ፡ ክዋን፡ እንዲያዘጋጅክኝ፡ እሌክ
ትሌክጋክህ?

ጋክሁ።

ጋዜጣ፡ እንድታናገሩ፡ ትሌክጋክ ሆክም፡ እኮሌክግም።
ህ?

ድርሰት፡

ትናንትና፡ እኔና፡ ገክቤቲ፡ ወደ፡ ሆቲል፡ ሂደን፡ ነጠር።

ሆቲሉ፡ በጣም፡ ጥሩ፡ ነጠር። ብዙ፡ ዓቀኝ፡ ምግብ፡ በሆቲ
ሉ፡ ውስጥ፡ እገኛለሁ። ክገባታ፡ ችታው፡ የደርሰው፡ ወጥ፡

ጣዕም፡ በጣም፡ ጥሩ፡ ነው። መጠን፡ በየዓቀኝ፡ ያገኛኩ።

ጠጅ፡ የሚገኘው፡ መጠን፡ ክንብት፡ ጋር፡ ያስመጣኛል።

ነገር፡ ግን፡ ጥቂት፡ ጠንግራ፡ ነው። ገክቤቲ፡ ቢሌውን፡ በጣ
ም፡ ከከወደደችው፡ ሁከት፡ ጠርመሱ፡ ያህሉ፡ ጠጣች።

በሆቲሉ፡ ውስጥ፡ የነጠረው፡ እጎካሌ፡ ትሁት፡ ነጠር።

የሆቲሉ፡ ገክቤት፡ ጥቂር፡ ከብት፡ ከብት፡ በሆቲሉ፡ መግቢ
ያ፡ ካቶ፡ ቆይቶ፡ ነጠር።

እሆቲሉ፡ ለገገ፡ ወደ ምን ቀመጥን፡ ቦታ፡ መሌን

ዓ: ከመተንተን: የመግቢያ: ነገር: ከቀረበኩን:: ነገዲያም: በ
ኋላ: ከሰነድ: መጠን: ከንግድ: የቀረበኩን: ከዘዘው::

ምግብ: ለሰነድ: የከፋይ: የከፋይ: የከፋይ: መደብ:
ከከሰነድ: የደብዳቤ: ምግብ: ሆኖ: ነገር:: ምግብ: የገንዘብ:
መጠን: ሰነድ: ደብዳቤ: ነገር: በኋላ: ከሰነድ: የ
ምግብ: የገንዘብ: ገንዘብ: ነገር: ወይ: ለገንዘብ: ተመሳሳይ::

ምግብ: በግም: ከገንዘብ: ነገር:: የከፋይ: ወይ: መ
ጠን: ከገንዘብ: ነገር:: ግን: የገንዘብ: ከፋይ: መጠን: ወይ:
ነገር::

ጥያቄዎች:

ገንዘብ: ከፋይ: ነገር: ከገንዘብ: ነገር: ገንዘብ: ገንዘብ:
ነገር?

በሆሎ: ወይ: ምን: ገንዘብ: ምግብ: መጠን:
ነገር?

ገንዘብ: የገንዘብ: መጠን: ነገር: ገንዘብ: ገንዘብ?

የገንዘብ: ነገር: ገንዘብ: ገንዘብ: ገንዘብ: ገንዘብ: ገንዘብ?

የሆሎ: ገንዘብ: ገንዘብ: ገንዘብ: ገንዘብ: ነገር?

የሆኑት፡ ገዢዎች፡ ምን፡ ዓይነት፡ ከተሰጡ፡ ከተሰጡ፡ ነገር?

ከሳካሬው፡ ገቢዎች፡ ነገር?

ከገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገዢዎች፡ ምን፡ ዓይነት፡ ምንገዥ፡
ነገራቸው?

ከሆኑት፡ ልዩነት፡ ምን፡ ዓይነት፡ መዘዎች፡ ስሙ?

ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ምን፡ ስሙ?

በገንዘብ፡ ልዩነት፡ የተወሰነ፡ መጠን፡ ምን፡ ዓይነት?

ከገንዘብ፡ ልዩነት፡ ከሆኑት፡ ዓይነት?

ከገንዘብ፡ መጠን፡ ይጠጣሉ?

ክሰሌ፡ ሰገፋኛ፡ ትምህርት፡

ንግግር

ጠመኒኖ፡ ሰሌ፡ ቤት፡ ሙሰን፡

ነጠዳ

መጠኒኖ፡ ሰሌ

ጠኖ፡ ይሰጥከኝ፡ ክቆ፡ ከመግ፡፡ ያቻካኮ፡፡ ክሁን፡ ጠገብ፡ ክንዲ

ነገተያየን፡ ገዛ፡ ጊዜ፡ ሆነን፡፡ ከካኮዎች፡ ያረጋገጡ?

መጠኒኖ፡ ሰሌ

ነጠዳ

ክዎን፡ ክተያየን፡ ሁከት፡ ሠር፡ ክዎን፡ ያከገጥከኝ፡፡ ክጂ፡ ረጂ

ክከረን፡፡ ክሁን፡ ምን፡ ካድ ም፡ ከከሆነ፡ ክጂ፡ ጊሙን፡ ለ

ርግኮዎ?

ጂም፡ ያድርጉከኝ፡፡ ዲግም፡

ነጠዳ

የካቶ፡ ትክኛ፡ ሰሌ፡ ክንዲ

ክንዲ፡ ሙኩ፡ ጠገብ፡ ከመገሰ

ሆን፡ ክረጋገጡሁ፡፡

ፋት፡ ክረጋገጡሁ፡፡

መጠኒኖ፡ ሰሌ

መጠኒኖ፡ ሰሌ

ሱራው፡ ጠገብ፡ ይሁንኮዎ?

መከካም፡፡ ከመቼ፡ ክንዲዳ

ነጠዳ

ርከኮዎች፡ ያረጋገጡ?

ጠገብ፡ ሱራ፡ ከከመገሰው፡፡

ነጠዳ

ግርጌውን፡ ሰሌ፡ ያድርጉከኝ፡፡

ከዛሬ፡ ሳምንት፡ ቢያደርሱከኝ፡

መጠኒኖ፡ ሰሌ

ክሰድ፡ ነገር፡፡

ነገቶን፡ ክጭር፡ ካድርግኮዎች?

ክጠዳ

በጣም፡ ክጭር፡ ክቆሁን፤

መካከኮኛ፡ ቢያደርጉኝ፡

ጥሩ፡ ነው።

መኪና፡ ሰጠ

ክንግዲያህ፡ በመረመጣው፡

ክርብ፡ በሰምን፡ ሰዓት፡

ያዘጋጅኮቻል።

ክጠዳ

ዋጋውን፡ ክሁን፡ ኮከሬኮቻ?

መኪና፡ ሰጠ

ግድ፡ የሰም። ኮብሱን፡ ሲወከ

ዱ፡ የገፍኮኛ።

ክጠዳ

ክግዚክብሐር፡ የሰጥኮን።

ዳህና፡ ዋኤ።

ጥያቄና፡ መከሰ፡

ጥያቄ

ወዱ፡ ክገጠኙሁ፡ ስንመከሱ፡

ምን፡ መሥራት፡ ቀሰገካኝ

ሁ?

ክክመሪገ፡ ወዱ፡ ክገጠኙሁ፡

ክንዳቀመከካኝሁ፡ የኝ፡

ቀርፋካኝሁ?

መከሰ

ኮወጭ፡ ጉዳይ፡ መረከብር፡

ክንሠራኮን።

ክገጠኙሁ፡ ሆኮኮ፡ ወከግ፡ መረገ፡

ክንሠራኮን።

ጥያቄ

መከታ

ቃይ፡ መኪና፡ እንደደራገ፡ ከከመ፡ ገገገ፡

ከመ፡ ለገገገ፡ ?

ከመ፡ የሌላገገ፡ መጽሐ፡ ነገመ፡ ዛሬ፡ ነገገ፡ ገገ፡

ፍ፡ መጽ፡ ገገ፡ እገገ፡ ?

ነገገ፡ ከመ፡ የገገ፡ መጽ፡ ገገ፡ እገገ፡ ገገ፡

መጽ፡ እገገ፡ ገገ፡ ?

ከገገ፡ ገገ፡ ገገ፡ የገገ፡ ገገ፡ ገገ፡

ገገ፡

የገገ፡ ገገ፡ ገገ፡ እገገ፡

ገገ፡ ?

ከመ፡ ነገገ፡ ነገገ፡ ነገገ፡ ገገ፡ ገገ፡

ከገገ፡ ገገ፡ ገገ፡ ገገ፡

ገገ፡ ገገ፡ ?

መጽ፡ እገገ፡ ነገገ፡ ነገገ፡ የገገ፡

ገገ፡ ገገ፡ ገገ፡ ገገ፡

ገገ፡ ?

ቃይ፡ ገገ፡ ነገገ፡ ነገገ፡ ነገገ፡

ገገ፡ ገገ፡ ነገገ፡ ?

ጥያቄ

መጠኑ

ዛሬ፡ ከከመጣው፡ ሰውዬ፡ ጅርሱ፡ ቀመጧ፡ ጅንደናገር፡ ገቢ፡
 ምን፡ ትውቀቱ ነ።

ከቶ፡ ቶሐንገ፡ ከምን፡ ወደ ከዎ፡ ጅናቁን፡ ከመገባት፡ ነው።
 ዚህ፡ ጅንደመጣ፡ ትውቀ
 ነ።

ከከ፡ ጠየቀህ፡ ጥያቄ፡ ከሁን፡ ከሁን፡ መጠኑ፡ የከጃም።
 ምን፡ ችመኩህ ነ።

ከመገደህ፡ ሰዎች፡ ምን፡ ከንድ፡ ጠጣም፡ ጥሩ፡ መገገና፡
 መገገገ፡ ችግሪ ነ።

በሁከት፡ ሰዎች፡ ለመጠጡ፡ ገቢ፡ ከሁከት፡ ጅንደና
 ከሁከት፡ ችግሪ ነ።

ከቶ፡ ከመጣ፡ ሁከት፡ ከምን፡ በከውነት፡ ከምን፡ ጅንደና፡
 የቀንዘኩ ነ።

ከቶ፡ ቶሐንገና፡ ገኛል፡ ጠ የከም፡ ከከሁከት፡ የቀንዘኩ ነ።
 ከ፡ ለጠጠ፡ ከየቀንዘኩ ነ።

ጠና፡ ከመጠጣት፡ ጠጠ፡ የከም፡ ከከከ፡ ነ።
 ወደ፡ ጅንደ፡ መገገገ፡
 ከከከ ነ።

ጥያቄ

መልስ

ገንዘብን፡ እስኪያገኝ፡ ፍራስ፡ እኛ፡ እዚህ፡ ይቆያሉ።

እዚህ፡ ይቆያሉ?

መኪናውን፡ ሊያድሰው፡ ገንዘብን፡ እኛም፡ እንደምንገኝ፡ ብሮ፡ እሰጠ

ዘብ፡ ችሰጠዎክህ?

ዎክሁ።

ያገርህ፡ ሕዝብ፡ ለመግራት፡ ገንዘብን፡ እንደምንገኝ፡ እውዳክሁ።

ገንዘብን፡ እውዳክህ?

የሌላ፡ ነገር አይቻልም፡ መግቢያ፡ የእኛ፡ የሌላን፡ እንገኝ፡ ነው።

የመገንዘብ ጥያቄ፡ ማን፡

ነው?

በጠቅላላው፡ ለሸጠው፡ በሃምሳ፡ ብሮ፡ ለሸጠው፡ እንገንዘብ

በሌላው፡ ችግርዎክህ?

ዛዎክሁ።

ነገሩን፡ በቀካኤ፡ ለሃምሳ ብሮ፡ እንደምንገኝ፡ ጥሩ፡ ይመስላል

ተውክሁ፡ ከአባቶቻችን፡ መጠን፡ ነው።

ንገር፡ ጥሩ፡ ይመስላል?

ከሌላው፡ በእኛ፡ ለዳግሰው፡ እኛም፡ ይቆያሉ።

ው፡ ጥሩ፡ መሆኑን፡ ማረጋገጥ፡

ው፡ ይቆያሉ?

እንዲሁ፡ ውስጥ፡ የነገራችንን፡ ለመገንዘብ፡ ውስጥ፡ ይቆያሉ።

በሌላው፡ ማን፡ ውስጥ?

ጥያቄ

መልስ

የእኛ = የሌሎች፡ ገንዘብ፡ የምን ስሜት፡ ቋንቋ፡ ስላለ።
 ማረፊያ፡ ገንዘብ፡ ታላቅ
 ክፍያ?

እንደሆነ፡ ገንዘብ፡ ለሌሎች ስንት፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡
 ለ፡ ስንት፡ ምን፡ ገንዘብ ስንት፡ ገንዘብ፡
 ክፍያ?

ሌሎች፡ ገንዘብ፡ ለሌሎች፡ ስንት፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡
 ስንት፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡
 መስጫ?

ወይም፡ ስንት፡ ስንት፡ ስንት፡ ስንት፡ ስንት፡
 ስንት፡ ስንት፡ ስንት፡ ስንት፡ ስንት፡
 ስንት?

እኛ፡ ስንት፡ ስንት፡ ስንት፡ ስንት፡ ስንት፡ ስንት፡ ስንት፡ ስንት፡
 ስንት፡ ስንት፡ ስንት፡ ስንት፡ ስንት፡ ስንት፡ ስንት፡
 ክፍያ?

እንደሆነ፡ ስንት፡ ስንት፡ ስንት፡ ስንት፡ ስንት፡ ስንት፡ ስንት፡
 ስንት፡ ስንት፡ ስንት፡ ስንት፡ ስንት፡ ስንት፡ ስንት፡
 ክፍያ?

ስንት፡ ስንት፡ ስንት፡ ስንት፡ ስንት፡ ስንት፡ ስንት፡ ስንት፡

ጥያቄ

መከታ

ጉንጥ፡ ለገንዘብ ጥያቄ፡ ይመ

የሰጠ፡ ከይመጡም።

ጣኦ?

ጸሐይ፡ ከሰዓት ጠክቆ፡ ድረ

መድሐፍ፡ ከነገገኩሁ።

ሰ፡ ምን፡ ትሠራህ?

የገንዘብ፡ ቅናሽ፡ ገደብ ግራፍ፡ ከምን፡ ከገዛዎህሁ።

ከምን፡ ከገዛዎህሁ።

ከከገዛውን፡ ትገደዋለህ?

የህን። ነገር፡ ከሰዓት ገደብ ገደብ

በክፍሉ ላይ፡ ከካሉ ግንም።

ርጉጥ፡ ገደብ፡ ሰዎች፡ ያገ

ሁዎች ያሉ?

ጠረጴዛውን፡ ወንጠራ፡ ውድ፡ በገንዘብ፡ ውድ፡ ከሆኑ፡ ከገንግ

በገንዘብ፡ ውድ፡ ከሆኑ፡ ከገንግ

ካህሆት፡ ለገንዘብ ጥያቄ?

ሆኑ።

ከሰዓት፡ የሚሆን፡ ደብ፡ ከመ

ወደ፡ ሆኑ፡ መሆኑ፡ ያህረ

ግዛት፡ የት፡ መሆኑ፡ ያህ

ከገንግ።

ሌላ?

ከደውን፡ ከመክራት፡ ማን፡ ከገንግ፡ መጣ።

ከገንግ፡ መጣ።

መጣ?

ዛሬ፡ ሌላ፡ የሚወሰድ፡ ማን፡ ከገንግ፡ ነው።

ከገንግ፡ ነው።

ነው?

ጥያቄ

መልስ

ጌታዳሙን፡ የሚቀበሉት፡ ሰዎች
ኛ፡ መጠጥ?

የከፍ፡ ከከመጠጥ፡፡

መጠጥ፡ የሚጠጥ፡ ሰው፡
የሚገኝ፡ ይመጠጥ፡?

የከፍ፡ መጠጥ፡ የሚጠጥ፡
የከፍ፡፡

የምትጠጡትን፡ ሰዎች፡ ከገ
ኛችሁ?

የከፍ፡ ከከገገገገ፡፡

ሰው፡ የሚጠጡትን፡ ጊዜ፡
ያውቅዎት?

የሚጠጡትን፡ ጊዜ፡ ከያውቅዎት፡፡

የህ፡ ሰዎች፡ ሲያጠጡ፡ ጊዜ፡
ከየዎች፡ ተመጣኝነት?

ከከገገገገ፡ ከከመጣኝ፡፡

ከከገገገገ፡ ሰዎች፡ ሰዎች፡ ገን
ዘገ፡ ከከገገገ፡?

ከከገገ፡ ከምጠጡ፡ ጠር፡ ከከገገገ፡፡

መጠጥ፡ ማን፡ ሲጠጡ፡
ከየህ?

የመጠጥ፡ ገንጠ፡ ትንጠጥ፡
ከገ፡ ሰዎች፡ ጠጡ፡ ከየህ፡፡

የጠጡትን፡ መጠጥ፡ የት፡ ከገ
ኛች?

ከከገ፡ ከተመጣ፡ ጠጡ፡ ከገገገገ፡
ት፡፡

ከከገ፡ ሰዎች፡ የመጠጡ፡
ማን፡ ነው?

ከከገ፡ የመጠጡ፡ ከገ፡ ነገ፡፡

ጥያቄ

መጠኑ

የምትፈሩት ገዢዎች፡ የሰላም፡ ከዎ፡ ሰጠሁዎት።

ቁጥር፡ ሰጠሁዎት?

ክሁን፡ ያጠናክራሉን፡ ነገር፡ የም የከም፡ ከይመሰሰኩኝም።

ታገኛሁ፡ ይመሰሰኩሃል?

ምስክርነት፡ የሚናገሩት ሰ ከሰላማራራ፡ ነሁ።

ሁ፡ ማን፡ ነሁ?

የምታሰቡትን፡ አማራጭ፡ ምን፡ ታሰባኩህ፡ ጠሎ፡ ጠ

ጠየቁኩህ?

የቀን።

በገሰሁ፡ የሚመሰሰሁን፡ ከላቁ፡ ይሰጡኩ።

ገንዘብ፡ አማን፡ ይሰጡ

ዎል?

የሚያሰሩሁን፡ ልጠሰ፡ ዓዩ ከዎን፡ ነጭ፡ ነሁ።

ነት፡ ከየህ?

መገና፡ ሰጠ፡ ሰጠ፡ የት፡ ይገኛል? ገዢ፡ ነገሩን፡ ሁሉን፡ ይገኛል።

ክጠጡ፡ ከገዢ፡ መሰረ፡ ልጠሰ፡ ከሁከት፡ ሳምንት፡ ያህል፡ ከ

አማራጭ፡ ማታ፡ ማታ፡ መሰረት፡ ከሰጠኩ።

ይሰሩልኩ?

ጥያቄ

መጠን

ጠቅላይ ስራዎች ለማጠናቀቅ ለሚገቡ ሰዎች ጥያቄ ማድረግ።
 ስንደረግ ለሚገቡ ሰዎች ጥያቄ ማድረግ።
 ህይወት?

ለሚገቡ ሰዎች ጥያቄ ማድረግ። ስንደረግ ለሚገቡ ሰዎች ጥያቄ ማድረግ።
 ማድረግ ማድረግ?

በጠቅላይ ስራዎች ለሚገቡ ሰዎች ጥያቄ ማድረግ። ስንደረግ ለሚገቡ ሰዎች ጥያቄ ማድረግ።
 ስንደረግ ለሚገቡ ሰዎች ጥያቄ ማድረግ። ስንደረግ ለሚገቡ ሰዎች ጥያቄ ማድረግ።
 ስንደረግ ለሚገቡ ሰዎች ጥያቄ ማድረግ።

ጠቅላይ ስራዎች ለማጠናቀቅ ለሚገቡ ሰዎች ጥያቄ ማድረግ። ስንደረግ ለሚገቡ ሰዎች ጥያቄ ማድረግ።
 ስንደረግ ለሚገቡ ሰዎች ጥያቄ ማድረግ። ስንደረግ ለሚገቡ ሰዎች ጥያቄ ማድረግ።

ስንደረግ ለሚገቡ ሰዎች ጥያቄ ማድረግ። ስንደረግ ለሚገቡ ሰዎች ጥያቄ ማድረግ።
 ስንደረግ ለሚገቡ ሰዎች ጥያቄ ማድረግ። ስንደረግ ለሚገቡ ሰዎች ጥያቄ ማድረግ።

ስንደረግ ለሚገቡ ሰዎች ጥያቄ ማድረግ። ስንደረግ ለሚገቡ ሰዎች ጥያቄ ማድረግ።
 ስንደረግ ለሚገቡ ሰዎች ጥያቄ ማድረግ። ስንደረግ ለሚገቡ ሰዎች ጥያቄ ማድረግ።

ስንደረግ ለሚገቡ ሰዎች ጥያቄ ማድረግ። ስንደረግ ለሚገቡ ሰዎች ጥያቄ ማድረግ።
 ስንደረግ ለሚገቡ ሰዎች ጥያቄ ማድረግ። ስንደረግ ለሚገቡ ሰዎች ጥያቄ ማድረግ።

ንጾታ

መከሰ

በክፍሉገገ፡ ውስጥ፡ ገዛ፡ ከዎ፡ ያገኛኮ። ከጭረም፡ ሰ
 ሊጅም፡ ሰው፡ ያገኛኮ? ው፡ በገዛ፡ ያገኛኮ።
 ትኩቅ፡ መገና፡ ትወዳኮህ? መካከኮኛ፡ መገና፡ ከወ
 ዳኮሁ።

ድርሰት

በኪትሎጅያ፡ ውስጥ፡ ወዳ፡ መገና፡ ሰጠ፡ ቤት፡ መ
 ሄድ፡ በጣም፡ የፋኮመዳ፡ ናው። የፋሰፋ፡ ልግግ፡ ከመጣ
 ዛት፡ የፋኮመዳ፡ ሰካኮሆና፡ ከገዛኛው፡ ሰው፡ ልግግ
 ን፡ ወዳ፡ መገና፡ ሰጠ፡ ቤት፡ ያወሰዳኮ።

የፋሰግ፡ በዓገ፡ ሰካኮሆና፡ ከቶ፡ ነገገዳ፡ ከንጅ፡
 መኮ፡ ልግግ፡ ከመጣ፡ ሰጠ፡ ወዳ፡ መገና፡ ሰጠ፡ ቤት፡
 ሄዳ። ከቶ፡ ከመጣ፡ በገገ፡ የፋወቀ፡ ልግግ፡ ሰጠ፡
 በመሆኑ፡ ገዛ፡ ሰጠ፡ ልግግ፡ ልግግ፡ ወዳ፡ ከሰጠ፡
 ሰጠ፡ ሰካኮሆና፡ ከቶ፡ ነገገዳ፡ ቀዳም፡ ገዛ፡ ል
 ግግ፡ ወዳ፡ ከመጣ፡ ሰጠ፡ ከመጣው።

ከቶ፡ ከመ፡ ያቶ፡ ክጠዱን፡ ልብጠ፡ ክመከካ ሄ፡
 ጠሬት፡ ከንዲት፡ ሆኖ፡ ከንዲሰፋኮት፡ ጠዋቀው። ከቶ፡
 ክጠዱም፡ ሱራው፡ ሰፊ፡ ከንዲሆን፡ ከጅጋው፡ ሊጅም፡
 ከንዲሆን፡ ክቶ፡ መካክኮኛ፡ ከንዲሆን፡ ነገረው።

ጠዚሁ፡ ሰምምንት፡ መሠረት፡ ከቶ፡ ከመ፡ ልብጠ
 ን፡ ከክቶ፡ ክጠጠረሱ፡ ጠኒካ፡ ጠመመጣው፡ ሰምንት፡
 መንቶ፡ የቶሰፋውን፡ ልብጠ፡ ከንዲመሰገድ፡ ነገረው።

ከፋሲካ፡ ጠዳቴ፡ ከቶ፡ ክጠዱ፡ ከዲሱን፡ ልብጠ፡
 ከብሰ፡ ወዲ፡ ጤቶ፡ ክርሰቲያን፡ ሂዲ፡ ጠክነጠሮ፡ የቆ
 ርብ፡ ጊዲኞኞ፡ ከዲሱ፡ ልብጠ፡ ጠጣም፡ ከንዲቶሰማ
 መጣው፡ ጠክነገሩት፡ ከጅግ፡ ዲሱ፡ ጠኩት፡ ጠዳኩን፡ ከ
 ሰከራ።

ጥያቄዎች

- ከቶ፡ ክጠዱ፡ የት፡ ሂዲ?
- ከቶ፡ ክጠዱ፡ ወዲ፡ መነጋ፡ ሰፊ፡ ጤት፡ ከምን፡ ሂዲ?
- ከምን፡ ከንዲ፡ መኩ፡ ልብጠ፡ ከመጠሰ፡ ሌከን?
- ከቶ፡ ከመ፡ ጠክነመጣው፡ የቶመቀ፡ ልብጠ፡ ሰፊ፡
 ነው?

ከቶ፡ ነጠዳ፡ ከምን፡ ወዳ፡ ከቶ፡ ከመ፡ ሱቆ፡ ቀ
ዳም፡ ጠኦ፡ ሄዳ?

ከቶ፡ ከመ፡ የከቶ፡ ነጠዳን፡ ከተጠከ፡ ነመዘካቶ፡
ጠጫ፡ ምን፡ ከከ?

ከቶ፡ ነጠዳ፡ ሱራው፡ ጠጠጠ፡ ከንዲሆን፡ ፊከገ?

ከቶ፡ ሊጅም፡ ከንዲሆን፡ የመዳከ?

ከቶ፡ ነጠዳ፡ ከተጠኩን፡ መቼ፡ ከመውሰድ፡
ተከመግ መግ?

ከፋሊን፡ ጠዳከ፡ ከቶ፡ ነጠዳ፡ ምን፡ ከዳረገ?

የቆሮጠ፡ ጊዳኛ፡ ከከቶ፡ ነጠዳ፡ ምን፡ ከኩቶ?

ጠኪቶ ሱራይ፡ ውስጥ፡ ወዳ፡ መገገድ፡ ሰጠ፡ ጤቶ፡
መሄድ፡ የፋከመዳ፡ ናው?

የከጠጠ፡ መገሰጠ፡ ዋጋ፡ ውዳ፡ ናው?

ጠክመሪን፡ ውስጥ፡ ከተጠካኛው፡ ለክጠጠ፡ የፋከ
ህ፡ ከተጠከ፡ የገዛከ?

እሥራ: ስምንተኛ: ገምገማ

ገምገማ

ክገገ

ክገገ

እንደምን: እድሩ: እቶ: የሐንሰ?

ዛሬ: በጣም: ጥሩ: ቀን: ስህህፍ:

ጃን

እኔም: ወደ: ተሌሌው: ከመሄ

እጣዚኸብሐር: የመስገን: ደህና:

ድ: እዘጋጃከሁ::

ገን። እርሰዎስ?

ጃን

ክገገ

ስማዩ: ደመና: ስህህፍ: ዝናብ: ዩ

በማከዳ: የቶ: ዩሄዳኩ?

ዘንብ: የመስጠትዎታኮ?

ጃን

ክገገ

ቢሮ: ነመጣጣቱ: በሬት: ገንገገ:

የከም: የሚዘንብ: እየመስጠኩንም::

ኸርኸር: ስህህፍ: ወደ:

ምናጠገት: ነገ: ዩዘንብ: ዩሆናኮ::

መናጠገ: እሄዳከሁ::

ገንገገ: መስጠ

ገንገገ

መስጠ

ዛሬ: ወደ: ሲኒማ: ገንገገ: ገንገገ

ኸርኸር: ስህህፍ: ምናጠገት: እሄድ:

ከህ?

ዩሆናኮ::

ጥያቄ

መልስ

ነገ፡ ማከዳ፡ ወደ፡ ቢሮ፡ የሄዱኩ? ምናልባት፡ እሄድ፡ የሆናል።

ነገ፡ ጥዎት፡ እንቀሩ፡ ገሰገሶችህ፡ ምናልባት፡ እንገረገር፡ የሆናል።
ምን፡ ትሠራካችሁ?

ወደ፡ መናፈሻ፡ መሄድ፡ ማን፡ ተማሪዎች፡ መናፈሱ፡ በከሚፈልጉ?
የፈለገህ?

ገዚህ፡ በሬት፡ ተራራ፡ እየቀሻሸህ? ገዚህ፡ በሬት፡ እካየሁም፤ ወደሬት፡
እየ፡ የሆናል።

ትናንት፡ እዚህ፡ ዝናብ፡ ዘነበ? ትናንት፡ እከዘነበም፤ ምናልባት፡
ዛሬ፡ የዘንገ፡ የሆናል።

ትናንትሩ፡ ከምሳ፡ የበካችሁት፡ እኛ፡ ጥሩ፡ ነበር። ነገር፡ ግን፡ የዛሬ
ሁ፡ የቀሻሻህ፡ ጣዕም፡ የኖረሁ፡
የሆናል።

እኛ፡ ከማን፡ ታላቅቀሁክህ? እኔ፡ እካላቅቀሁም፤ ምናልባት፡
ወይዘሮ፡ እከማዝ፡ ታላቅቀሁ፡
የሆናል።

ተማሪዎች፡ ወደ፡ አሜሪካ፡ ከመ ምናልባት፡ የከማሙ፡ የሆናል።
ሄድ፡ የከማሙ፡ የመስከሃል?

ወይዘሮ፡ ጥሩነሽ፡ ከምን፡ ያመገ ገንዘብ፡ የኖራት፡ የሆናል።
ጌንገ፡ መገረ፡ ገዛች?

ጥያቄ

መልስ

ወይዘሮ፡ ጥፋኝ፡ ትምህርት፡ ቤት
ት፡ ብትገባ፡ ጥፋ፡ ይመስላሃል?

ምናህገት፡ ጥፋ፡ ይሆናል።

ገዢ፡ ገቢት፡ ስደት፡ ገቢ፡ መጥፍ
ታችሁ፡ ነገር?

ምናህገት፡ መጥፍ፡ ይሆናል።

ወደ፡ ስደት፡ ገቢ፡ ትህትና
ሁ?

ምናህገት፡ ስደት፡ ከገቢ፡
ስንህድ፡ ይሆናል።

ገቢ፡ ገቢ፡ ገቢ፡ ወደ፡
ወደ፡ ገቢ፡ መረከብ፡
ትወስድ ወይስ ታችሁ?

ምናህገት፡ ስንወስድ፡ ይሆናል።

ዛሬ፡ ገቢ፡ ወደ፡ ገቢ፡ ትህትና
ካችሁ?

ምናህገት፡ ህድ፡ መረከብ፡ ስንህድ፡
ይሆናል።

ወደ፡ ስደት፡ ገቢ፡ ከገቢ፡ ህድ?
ይሆናል።

ምናህገት፡ ስደት፡ ወደ፡
ይሆናል።

ስደት፡ ከገቢ፡ ገቢ፡ ወደ
ድድ?

ገቢ፡ ገቢ፡ ይሆናል።

ስደት፡ ገቢ፡ ገቢ፡ ከገቢ፡
ገቢ፡ ይሆናል?

ገቢ፡ ገቢ፡ ገቢ፡ ይሆናል።

ገቢ፡ ገቢ፡ ገቢ፡ ገቢ፡
ታችሁ?

ምናህገት፡ ወደ፡ ገቢ፡ ገቢ፡
ይሆናል።

ንያቋ

መከሰ

መኪናውን፣ ከምን፣ ሰጣት?

ምናከገት፣ ስምምነት፣ ኸድርገው።

ቆሆናል።

ኸናትና፣ ኸገትህን፣ ከመሥራት፣ ወደ።

ከኩሲግ፣ ገዳ፣ ኸህድ፣ ቆሆናል።

ኸገርህ፣ መቼ፣ ትሄዳለህ?

ወቅደሮ፣ ፕላን፣ ገንዘብ፣ ከምን፣

ከከጂ፣ ገንጠት፣ ከመሥሪያቸው፣ ቆሆናል።

ያስፈልገዎታል?

ኸመጪግ፣ ገንዘብ፣ ብርድ፣ ነው?

ኸዎ፣ ገንዘብ፣ ብርድ፣ ነው፤ ግን።

ይከመድ፣ ቆሆናል።

ተመራጭቸው፣ ከምን፣ ኸቤተሰባቸው፣

ወደ፣ ትምህርት፣ ጤን፣ ህይወት፣

ኸከገገዎት?

ቆሆናል።

ሲኒማው፣ ገንዘብ፣ ሰዓት፣ ያልቆይ፣

ገጠን፣ ሰዓት፣ ያልቆይ፣ ቆሆናል።

ቆመሰከራሽ?

ኸቶ፣ ከመ፣ መሥሪያ፣ ኸገገ?

የከም፣ ኸከገሁን፣ ኸከገገዎት።

ምናከገት፣ ገንዘብ፣ ያመት፣ ያገገ።

ቆሆናል።

ኸተመራጭቸው፣ የት፣ ኸኩ?

ሆኖ፣ ከመምጣት፣ ወደ፣ ኸደሰ።

ገንዘብ፣ ህይወት፣ ቆሆናል።

ወደ፣ ኸደሰ፣ ኸገገ፣ መህሪን፣

ምናከገት፣ ከሰዎች፣ የገገ፣ ቆሆ

ከመገደብ፣ ከገገው?

ናል።

ጥያቄ

መልስ

አምሳ: ንደሰ: መገናኛ: አመጣጥ ምናልባት: ክስፈፈረኝ: ቀሪሆናል።
 ፍ: ፍፈረክህ?

የሙጭ: ጉዳይ: ማደሰት: አምሳ: አመታወቅ: ክቆፈፈረኝም: ቀሪሆና
 ሌታ: ክርስቲያን: ክቆሄዱም? ሌ።

ክስጣዝ: ዛሬ: በስህተት: አምሳ: ስህተት: ክካስቀጠክኝም:
 ክስጠራኝኝም? ቀሪሆና።

ተማሪዎች: በስንት: ሰዓት: ሌታ ክስጠ: ክምስት: ሰዓት: ሌታሰቶ
 ሰቶሙን: ቀስጠሱ? ሙን: ቀስጠሱ: ቀሪሆና።

ክስጣዝ: በጥናት: ሌታ: ሙስን: ጥናት: ሙሉ: ሌታ: ትገዛካት:
 ሰቶሙን: ምን: ተገኛክህ? ቀሪሆና።

ክስጣዝ: ክሌት: ሙስን: ምን: ሙሉ: ሲጠጥ: አመሃድ: ትዘጋጅ:
 ፍሰራክህ? ቀሪሆና።

ገበዳን: አምሳ: ክሁን: ክገጠሌ በሌት: ሙስን: ክቆሮ: ቀሪሆና።
 ሙም?

ሙሉ: ሌቶሁ: አመሃድ: በስንት: ገሀይ: ዳቂቃዎች: በኋላ:
 ሰዓት: ትዘጋጅክህ? ክገዘጋጅ: ቀሪሆና።

ትምህርት: ማደሰት: ማን: መካከላቸው: ሌታ: የሙቀት:
 የሙቀት? ቀሪሆና።

ጥያቄ

መልስ

ዛሬ፡ ወደ፡ ከገርግ፡ ደብዳቤ፡ ይ
ጽፋሉ?

ምናከገጉ፡ ከንድ፡ ከጭር፡ ደብዳ
ቤ፡ ክድፍ፡ ቀሆናኮ።

ድርሰት

ከቶ፡ ከገበዳ፡ ከቶ፡ የሐንሰ፡ ያመቻ፡ ሊፍታቸውን፡ ጠቅርብ፡
ቀዳጅ፡ ውስን፡ ስሐሚያገጅ፡ ተገናኝተው፡ ምን፡ ክንድሚሠሩ፡
መነጋገር፡ ፈኮቻ።

ከቶ፡ የሐንሰ፡ ጠረፍቱ፡ ጊዜ፡ ወደ፡ ከንድ፡ የዋና፡ ጠታ፡ ሄዷ፡
መዋገድ፡ ክፍለ-ገጽ ሆኖ፡ ክኮ። ከቶ፡ ከገበዳ፡ ግን፡ ወደ፡ ከንድ፡ ተሌሌ፡
ካዎ፡ ከገጽጅቶ፡ ጋር፡ መውጣትና፡ የሊፍታቸውን፡ ጊዜ፡ ክዚያ፡ ማሳካፍ፡
ፈኮቻ፡ ሆኖ፡ የሊፍታቸውን፡ ጊዜ፡ ክብረው፡ ከማሳካፍ፡ የ
ሚፈኩቻችን፡ ነገር፡ ተመሳሳይ፡ ስሐሚያ፡ ወደ የመረጠችን፡ ጠታ፡
ሄዷ።

ሆኖ፡ የሐንሰ፡ የሊፍታቸውን፡ ጊዜ፡ ጨርሰው፡ ሲመከሩ፡ ያዩትን
ና፡ የሐንሰ፡ ነገር፡ ጠመነጋገር፡ ከጠቀሙ፡ ይቻሉ፡ ቀሆናኮ።

ጥያቄዎች

ከቶ፡ ነጠደና፡ ከቶ፡ የሐንሰ፡ የረፍታቸውን፡ ጊዜ፡ መቼ፡

ያገኛሉ?

የረፍታቸውን፡ ጊዜ፡ ነጠጣጥንታቸው፡ ጠፊት፡ ምን፡ ማድረግ፡

ፈከን?

ከቶ፡ የሐንሰ፡ ጠረፍቱ፡ ጊዜ፡ የት፡ መሄድ፡ ፈከን?

ከቶ፡ ነጠደ፡ ጠረፍቱ፡ ጊዜ፡ የት፡ መሄድ፡ ፈከን?

ከምን፡ ከረፍታቸው፡ ከጠረው፡ ወደ፡ ከንድ፡ ጠቀ፡

ከከሄዱም?

የረፍታን፡ ጊዜ፡ ነጠጣጥ፡ ጋር፡ ማሳከፍ፡ የፈከን፡ ማን፡ ነው?

ያዩትንና፡ የሰውትን፡ ነገር፡ ከመነጋገር፡ ከምን፡ ፈከን?

ከንቀ፡ የረፍትህን፡ ጊዜ፡ ከቀሌሌ፡ ነቀ፡ ከኅላፊህ?

የናንቀ፡ የረፍትን፡ ጊዜ፡ መቼ፡ ነው?

ጠንቀማው፡ ውስን፡ የዋና፡ ጠቀ፡ ከለ?

ክፍል፡- ዘጠና፡፡ ጉዳይ፡፡

ገጽ 3

ገጽ

ቀዳሚያ፡ ጊዜ፡፡ የግብርና፡፡ በመጠን፡፡ ጊዜ ስታው፡፡ ክፍል
ዓይን፡ ስንድ፡ ገጽ፡፡ ክፍል፡፡

ገጽ

ገጽ

ግብርና፡፡ በገጽ፡፡ ወይን፡፡ በ ገጽ፡፡ ዓይን፡፡ ግብርና፡፡ በገጽ፡፡
ገጽ፡፡ የግብርና፡፡

ገጽ

ገጽ

ክፍል፡ ስንድ፡ ገጽ፡፡ ክፍል፡፡ ክፍል፡፡ ወይን፡ ገጽ፡፡ ገጽ፡፡
ክፍል፡፡ ወይን፡ ገጽ፡፡

ገጽ

ገጽ

ክፍል፡ ስንድ፡ ገጽ፡፡ ወይን፡፡ በገጽ፡፡ ወይን፡፡ ገጽ፡፡
ገጽ፡፡ ወይን፡፡ ገጽ፡፡

ገጽ

ገጽ

ክፍል፡ ስንድ፡ ገጽ፡፡ ወይን፡፡ በገጽ፡፡ ወይን፡፡ ገጽ፡፡
ገጽ፡፡ ወይን፡፡ ገጽ፡፡

ገጽ

ገጽ

ክፍል፡ ስንድ፡ ገጽ፡፡ ወይን፡፡ በገጽ፡፡ ወይን፡፡ ገጽ፡፡
ገጽ፡፡ ወይን፡፡ ገጽ፡፡

ጥያቄና መልስ

ጥያቄ

መልስ

የፊ: መኒና: ነኮማ: መኒና:
ቀይ: ነው?

ክዋ: ያንኑ: መኒና: ነኮማ:
መኒና: ቀይ: ነው::

የፕሬዚዳንቱ: ቤት: ነገራቶች:
ሁኪ: እጅግ: በጣም: ነጭ:
ነው?

ክዋ: ነገራቶች: ሁኪ: እጅግ:
በጣም: ነጭ: ነው::

ከዲሉ: ቤትህ: ነገራቶች:
ቤቶች: በጣም: ሰፊ: ነው?

ክዋ: ሰፊ: ነው::
የከም: ሰፊ: እይደከም::

የሲንዶካይ: ዓየር: ነዚህ: ክገ
ር: ዓየር: ንጉ: ነው?

ክዋ: ነዚህ: ክገር: ዓየር: ንጉ:
ነው::
የከም: ነዚህ: ክገር: ዓየር: ንጉ:
እይደከም::

ነዚህ: እርሳስና: ነዚያ: እር
ሳስ: የቱን: ችወዳከህ?

የህኛውን: እወዳከሁ::

ነዚህኛውና: ነዚያኛው: ሰው:
የትኛው: እጅግ: በጣም: ክስ
ተዋይ: ነው?

ያኛው: ሰው: እጅግ: በጣም: ክስተዋ
ይ: ነው::

ነሁከቱ: ቤቶች: በጣም: ሰፊ
ውን: ችወዳከህ?

ክዋን: በጣም: ሰፊውን: እወዳከ
ሁ::

ጥያቄ

መልስ

ይህኛው፡ ቀመጫ፡ ነዚያኛው፡

ኸዎ፡ በጣም፡ ኸስተዋይ፡ ነው።

በጣም፡ ኸስተዋይ፡ ነው?

የሌም፡ ኸስተዋይ፡ ኸይደከም።

ነሁከቱ፡ ቀጠጠዎች፡ የትኛው፡

ያኛው፡ በጣም፡ ትህቅ፡ ነው።

በጣም፡ ትህቅ፡ ነው?

ነሁስቱ፡ ቀመጫዎች፡ የትኛውን፡

ሁከተኛውን፡ ቀመጫ፡ ኸኼግ፡ በጣ

ኸኼግ፡ በጣም፡ ትወዳህ?

ም፡ ኸወዳህ።

ነትህቅ፡ ነትንጉ፡ መናፈሻ

ትህቅን፡ በጣም፡ ኸንወዳህ?

ዎች፡ የትኛውን፡ በጣም፡

ትወዳህ?

ነኸኪስ፡ ኸበጣ፡ ዋሽንግተን፡

ኸዎ፡ ዋሽንግተን፡ ይመቻሉ።

ይመቻሉ?

የሌም፡ ዋሽንግተን፡ ኸይመቻም።

የናንቱ፡ ኸገር፡ ነገ፡ ኸገር፡ በጣ

ኸዎ፡ የኛ፡ ኸገር፡ በጣም፡ ንፋ፡

ም፡ ንፋ፡ ነው?

ነው።

ነትህቅ፡ ትንጉን፡ ሊሮ፡ ትወዳህ

ኸዎ፡ ትንጉን፡ ኸወዳህ።

ህ?

የዛሬው፡ ዓየር፡ ነትናንቱ፡

ኸዎ፡ የዛሬው፡ ነትናንቱ፡ ንፋ፡

ንፋ፡ ነው?

ነው።

የሌም፡ የዛሬው፡ ነትናንቱ፡ ንፋ፡

ኸይደከም።

ጥያቄ

መልስ

ከቅዳሜና፡ ከክህድ፡ የቶኛው፡ ቅዳሜ፡ በጣም፡ ይሞቅ፡ ነገር።

በጣም፡ ይሞቅ፡ ነገር?

ጥዋቁ፡ ከመታው፡ ይበርዳል? ከዎ፡ ጥዋቁ፡ ይበርዳል።

የከም፡ ጥዋቁ፡ ከይበርድም።

ከሙቀትና፡ ከብርድ፡ የቁጥ፡ ብርድ፡ ክወዳከሁ።

ክወዳከህ?

ከወጓዙና፡ ከገሐኑ፡ የቶኛው፡ ወጓዙ፡ በጣም፡ ሩቅ፡ ነው።

ሩቅ፡ ነው?

ካንቶ፡ ልጅ፡ ይገባል፡ ያቶ፡ ከመ፡ ከዎ፡ ሊጅም፡ ነው።

ልጅ፡ ሊጅም፡ ነው? የከም፡ ሊጅም፡ ከይደከም።

ከዚያኛው፡ ይገባል፡ ይህኛው፡ ከዎ፡ መጥፎ፡ ነው።

ከው፡ መጥፎ፡ ነው? የከም፡ መጥፎ፡ ከይደከም።

ካቶ፡ የሐንብና፡ ከወይዘሮ፡ ጥፋ፡ ያቶ፡ የሐንብ፡ ጥፋ፡ ነው።

ኸ፡ ከመጥፎ፡ የመጥፍ፡ ጥፋ፡

ነው?

ያንቶ፡ ክፍል፡ ከዚህኛው፡ በጣም፡ ከዎ፡ የፎ፡ ክፍል፡ ከዚህኛው፡

ውድ፡ ነው? በጣም፡ ውድ፡ ነው።

የጥፋ፡ ጠረጴዛ፡ ክፍ፡ የከም፡ ከፍ፡ ጥፋ፡ ነው።

ጠረጴዛ፡ ይገኛል?

ጥያቄ:

መልስ

ካሬገገዳው፡ መድሐፍ፡ ለጫውን፡ ከዎ፣ ለጫውን፡ ይመርጣሉ።
ይመርጣሉ?

ከቀድ፡ መኪና፡ ይህኛ፡ ገጽ 3፡ የከዎ፣ በጣም፡ ከሌሎችም።
በጣም፡ ትረጎሙክ?

ከዛሬና፡ ከገ፡ ወደ፡ ከገገህ፡ ከገ፡ ይህኛ፡ ዛሬ፡ መሄድ፡
መቼ፡ መሄድ፡ ትረጎሙክ? ከገገህ?

ከከሮከዎ፡ ከማርች፡ የህዳር፡ የገገህ የከዎ፣ በጣም፡ ጥሩ፡ ከሌሎችም።
ጥሩ፡ በጣም፡ ጥሩ፡ ነው?

ከከገገህ፡ ይህኛ፡ ጫማ፡ ትመርጣሉ? ጫማ፡ በጣም፡ ከመርጣህ።
ርግክ?

ከገገህ፡ ይህኛ፡ ጫማ፡ ከመጠጣ የከዎ፣ ጫማ፡ ከመጠጣ፡
ት፡ ትረጎሙክ? ከሌሎችም።

ከደሮ፡ ወጥ፡ ይህኛ፡ የሥራ፡ ከዎ፣ የሥራ፡ ወጥ፡ ከወዳክሁ።
ወጥ፡ ትወዳክ?

ከወጥ፡ ይህኛ፡ ድመቷን፡ ሁከቶንም፡ ከወዳክም።
ትወዳክ?

ጥያቄዎች

ገዢው፡ የምታርኩ ገቢው፡ ቀዳሾች፡ ስንት፡ ናቸው?

የቀዳሾች ስ፡ ስም፡ ማን፡ ማን፡ ይገኛሉ?

ከማኖ፡ ገዢው፡ ገመጃታቸው፡ ምን፡ ጊዜ፡ ተከሰቱ?

ከምን፡ ገንዘብ፡ ክርፍደው፡ ተከሰቱ?

ያቶ፡ ከማኖ፡ ገዢው፡ ቀርቶ፡ ስላዘጋጁ፡ ስላሉ፡ ምን፡ ይሠራ፡

ነበር?

ቀርቶቸውን፡ ገብሎ፡ ገብሎ፡ ስላቶ፡ ከማኖ፡ ምን፡ ስላዘጋጁ?

ስላቶ፡ ከማኖ፡ ስላዘጋጁ፡ ከሁሉም ስላዘጋጁ፡ ማንን፡ ስላዘጋጁ?

ከገዢው ስላዘጋጁ፡ ጊዜ፡ ስላዘጋጁ፡ ተከሰቱ?

ንግግራቸውን፡ ስላዘጋጁ፡ ገዢው፡ ገዢው፡ ስላዘጋጁ፡ ስላዘጋጁ?

ስላቶ፡ ስላዘጋጁ፡ ገዢው፡ ጊዜ፡ ስላዘጋጁ፡ ስላዘጋጁ?

ሀያኛ፡ ትምህርት

ጓግግር

ጅን

ጅን

የመግቢያው፡ ሳምንት፡ ጥሩ፡ ቀን፡ ትግሬ፡ በየት፡ ክቅጣጣ፡ ይገኛል?

ቢሆን፡ ወደ፡ ተራራው፡ ክገባለን፡

ክብደ

እንሂድ።

ትግሬ፡ በስተ፡ ሰሜን፡ ይገኛል።

ክብደ

ጅን

እንደገና፡ በመግቢያው፡ ሳምንት፡ በስድስ፡ ክብግ፡ ዙሪያ፡ የሚገኙት፡

ጓጉ፡ ወደ፡ ትግሬ፡ ስለመሄድ፡

ኮሎኔል፡ ጠቅላይ፡ ግዛቶች፡

ክርሰዎ፡ ጋር፡ ወደ፡ ተራራው፡

እንመጥን፡ ናቸው?

ከመሄድ፡ ክገባለን።

ክብደ

ጅን

በስተ፡ ምሥራቅ፡ ሐረርጌ፡ በስተ፡

ወደ፡ ትግሬ፡ ከምን፡ ይሄዳለን?

ምዕራብ፡ ወከጋና፡ በስተ፡ ደቡብ፡

ክብደ

ብ፡ ክፋሲ፡ ናቸው።

ክግብ፡ ወደ፡ ክድስ፡ ክብግ፡

ጅን

ከመምጣት፡ ስንሰብ፡ እር

ክትግሬ፡ መቼ፡ ይመከሳሉ?

ሳቸውን፡ ከመምጣት፡ መሄድ

ክብደ

ድ፡ ክከገኝ።

ክክሥር፡ ቀን፡ በኋላ፡ እመከሳሉ።

ጅን

ጅን

መስገዳ፡ ገዛ፡ እመኛህዎታህ

ጤና፡ ይስጥህኝ።

ሁ። ካገኝዎ፡ ሰከህዎታዬን፡

ክብደ

ያቅርቡኛ።

ኸላይ፡ ጤና፡ ይስጥህኝ።

ክብደ

እሺ፡ እቅርገህሁ።

ጥያቄና፡ መሰሰ

ጥያቄ

መሰሰ

እዚህ፡ ክፍሉ፡ ልሰጥ፡ ብርድ፡

እዎ፡ ይሰማኛህ።

ይሰማህ?

የህዳ፡ እይሰማኝም።

የፊኮግሽሎ፡ መኪና፡ ተሰጠሽ?

እዎ፡ ተሰጠኝ።

የህዳ፡ እኮተሰጠኝም።

የዛሬ፡ ቀን፡ ሩዳቀኝኋህ?

እዎ፡ ብጣዳ፡ ይሩዳቀህ።

የህዳ፡ እይሩዳቀኝም።

እዚህ፡ ክብግ፡ ልሰጥ፡ ይብርድኝ

እዎ፡ ይብርድህ።

ኋህ?

የህዳ፡ እይብርድኝም።

ሲኳሌ፡ ስታጩሱ፡ ሌሰህን፡ ያዳ

እዎ፡ ያመኛህ።

ሃህ?

የህዳ፡ እይያመኝም።

ጥያቄ

መልስ

ከመ፡ ዋናጊህ፡ ይገገሃል?

ክዎ፡ ይገገኛል።

የከም፡ ክይገገኝም።

ያነጠጠው፡ መድሐፍ፡ ይገገቸ

ክዎ፡ ይገገቸዋል።

ዋል?

የከም፡ ክይገገቸውም።

ቡና፡ ስትጠጣ፡ ሌሳህን፡ ይሻል

ክዎ፡ ይሻከኛል።

ሃል?

የከም፡ ክይሻከኝም።

በሰዓት፡ ስንት፡ ብር፡ ይገገፈልሃ

ሁከት፡ ብር፡ ይገገፈከኛል።

ል?

ድብዳቤ፡ መቼ፡ ይደርስሃል?

ገንዘብ፡ ቀን፡ በኋላ፡ ይደርስኛል።

ይህ፡ መገኘት፡ ከመ፡ ይገገዋል?

ከጥሩነሽ፡ ይገገታል።

ወደ፡ ክገገፍን፡ መሄድ፡ ይገገና

ክዎ፡ መሄድ፡ ይገገኙኋል።

ል?

የከም፡ መሄድ፡ ክይገገኙሁም።

ክደሱን፡ ቤት፡ ከመ፡ ይሰጠዎ

ከፎ፡ ይሰጠኛል።

ል?

ክገገኛል፡ ክገገኝህን፡ ነገሪ፡ ስንት፡

ሦስት፡ ዓመት፡ ሆነኝ።

ዓመት፡ ሆነህ?

ይህ፡ ክጭር፡ ጠረጴዛ፡ ከመ፡

ከሉ፡ ይገገዋል።

ይገገዋል?

ጥያቄ

መልስ

የኛ፡ ጠቅካይ፡ ግዛት፡ ፖሊስ፡ ይመጡ
በከፋፋይ?

ወይን፡ ጠጣሪ፡ ፖሊስ፡ የሚሆን፡
ይመለስኛል።

ወይን፡ ክደስ፡ ክጠጣ፡ ክንደምትሃ
ጁ፡ መቼ፡ ይገባኛል?

ክሁከት፡ ቀዳሚ፡ ጠቅካ፡ ይገባኛል።

ወይን፡ ፋሲያ፡ ጠቅካይ፡ ይጠራል።
ይመለስኛል?

ክዎ፡ ይጠራል።

ክጥናት፡ ሃገር፡ ይጠራል?

ክዎ፡ ይጠራል።

የከም፡ ክይጠራል።

ጠቅካ፡ ትንሽ፡ ተገባሪ?

ክዎ፡ ትንሽ፡ ተገባሪ።

የከም፡ ክጠቅካሽ።

ክደረግ፡ የረገግ፡ ክጠቅካሽ፡
የቱ፡ ክተማ፡ ደስ፡ ይገባል?

ጠቅካሽ፡ ጠጣሪ፡ ደስ፡ ይገባል።

ክመጣኛል፡ ቋንቋ፡ ይገባኛል?

ክዎ፡ ትንሽ፡ ይገባኛል።

የከም፡ ክይገባኛል።

ክመጣኛል፡ ውስጥ፡ መቀት፡
ወይን፡ ጠራት፡ ይጠራል?

ጠራት፡ ይጠራል።

ክጠራ፡ ሰዓት፡ ጠቅካሽ፡ ጠቅካ፡
ጠራ፡ ይጠራል?

ሆይ፡ ጠራ፡ ይጠራል።

ጥያቄ

መልስ

የመገናገሪያው ቋንቋ ይገገሃል? የአም ከይገገኝም።

ሐገም፡ ቤት ገብቶ ምን ይገኛል? ከዎ ይገኛል።

ከቶ የሐንገሩ ወይም ጥፋት ከዎ ይሰማኛል።

ክ፡ ሲገገሩ ይሰማሃል? የአም ከይሰማኝም።

አማ፡ የመጣ ይመስላል? ከዎ የመጣ ይመስላል።

የአም የመጣ ከይመስላኝም።

ድርሰት

የቶ አማር፡ የቶ የሐንገሩ የረፍታቸው ጊዜ ገኘው ገ
 ምን፡ ስለሰጠው ወይም ገሰጠው አዎ፡ ሄደው ገባ። ለዚህም፡
 ገሰጠው ደር፡ አዎ፡ የሄደው ለገሰጠው መቶ የሚቆጠሩ ሰዎች፡
 ከገ፡ ገባውም ገባ፡ ለመቆየትና ለመጨመር፡ ከገደቡም፡
 የሰዎች፡ ምንጠጥ፡ መጠን፡ ተገኝተው ለመጠገን፡ ገባም፡
 ተደሰተው ገባ። ከገደቡ ጊዜም መቆየት ሲያገኘው፡
 ተቀምጠው ከገ፡ ከገ፡ ከገ፡ ጨዋታዎች፡ ከሰጠውም፡ ገባ፡
 ዓለም ገባ፡ ሁሉም ይገገሉ። ገባውንም ገባ

ጅቻቸው፡ ጋር፡ ነጥቻ፡ ጠኋካ፡ ምግብ፡ ሠርተው፡ ሌታቸውን፡
 ጠኩ። ድንጋግቸውን፡ ጠገሕኑ፡ ዳር፡ ቀጥሎ፡ ካንድ፡ ሳምንት፡
 ያህሉ፡ ነቆዶ፡ ጠኋካ፡ ወደ፡ ቤታቸው፡ ቀመኩሉ።

ጥያቄዎች

ከዋና፡ ወደ፡ ገሕር፡ የሄዱ፡ እነማን፡ ናቸው?

ከምን፡ ወደ፡ ዋና፡ ሄዱ?

ማንን፡ ይዘው፡ ሄዱ?

ከዋና፡ ነሃዱ፡ ጠኋካ፡ እዚያ፡ ምን፡ አገኙ?

እዚያ፡ ስንት፡ ሰዎች፡ አገኙ?

ከምን፡ ቀደሰቁ?

ዋናው፡ ሲደነገሩት፡ ምን፡ አደረጉ?

እዚያ፡ ጠቃ፡ ስንት፡ ጊዜ፡ ቆዩ?

እዚያ፡ ጠቆሙት፡ ጊዜ፡ የት፡ ይኖሩ፡ ነበር?

ገንዘብቸቸው፡ ጊዜያቸውን፡ እንዴት፡ ከሳከፏት?

ካንድ፡ ሳምንት፡ ጠኋካ፡ ወዴት፡ ሄዱ?

ከምን፡ ወደ፡ አገራቸው፡ ቀመኩሉ?

ዋና፡ ከጤና፡ ይጠቅማሉ?

ሀያ፡ ስንደኛ፡ ጉምህርቱ

ገገገር

ከማ

ጤና፡ ይከጥራል፤ ጌታዬ፤ ከማ፡ ከማ፡

ይገኛል።

የጊዛ፡ ሹም

አገገኛ፡ ይገገና፡ ይቀመጡ።

ከማ

ክሺ፡ አመሰግናኩሁ።

የጊዛ፡ ሹም

ምን፡ ካደርግላለሁ፡ ክቶ፡ ከማ?

ከማ

ወደ፡ አመሰግኖ፡ ከመሄድ፡ ስከ

ምፈጠራ፡ ጊዛ፡ አንድሰጠኝ፡

አፈጠራ።

የጊዛ፡ ሹም

ከምን፡ ወደ፡ አመሰግኖ፡ መሄድ፡

ይፈጠራ?

ከማ

ጉምህርቱን፡ አዲሱ፡ ከመቀጠል፡

ከከምፈጠራ፡ ነው።

የጊዛ፡ ሹም

የጉኛው፡ ይገገናል፡ ውስጥ፡

ከመማር፡ ይፈጠራ?

ከማ

ዋሽገገኛ፡ ውስጥ፡ በማገኘት፡

በአመሰግኖ፡ ይገገናል፡

ውስጥ፡ ነው።

የጊዛ፡ ሹም

ይህ፡ ይገገናል፡ ይቀጠልላል?

ከማ

ክዎ፡ ጌታዬ፤ ይገገናል፡ አንድ

ማቀጠላችሁ፡ ይገገናል፡ ክሁን፡

በቅርብ፡ ጊዜ፡ ይገገናል።

የጊዛ፡ ሹም

አንድ፡ ይገገናል፡ ገደብ?

ከማ

በደስታ፡ ጌታዬ።

ንጥቅና፡ መልክ

ንጥቅ

መልክ

በስገት፡ መቶ፡ የሚቆጠሩ፡ ሰዎች፡
ክገኙህ?

ምናልባት፡ በሁከትና፡ በሦስት፡ መቶ፡
የሚቆጠሩ፡ ሰዎች፡ ክገኙሁ።

በመቶ፡ የሚቆጠሩ፡ ተማሪዎች፡ ወደ፡
ትምህርት፡ ሚኒስቴር፡ ሲሄዱ፡
ክገኙህ?

ክዎ። ብዙ፡ ተማሪዎች፡ ክገኙሁ።

ዛሬ፡ ወደ፡ ውጭ፡ ጉዳይ፡ ሚኒስቴር፡
የሚመጣውን፡ ሰው፡ ማን፡
ያውቃል?

ምናልባት፡ ክቶ፡ ከማ፡ ያውቅ፡ ይሆ
ናል።

ክስተማሪዎችሁ፡ ከተማሪዎች፡ ጋር፡
ስከገኙክ፡ መጠየቃት፡ ይፈ
ልጋል?

የከገመ፡ ክይፈልጋለሁ።

ክነዚህ፡ ሰዎች፡ ከሰዎች፡ ክገር፡ መጡ?
ክገር፡ ይመጣሉ።

ክነዚህ፡ ከክሚኒስቴር፡ መጡ። ክገደ
ሁም፡ ከኩሎች፡ ክክገኛሁ።
ክገር፡ ይመጣሉ።

ምግብህን፡ ክመገንደኛ፡ ጋር፡ መገፈ
ል፡ ክወዳለህ?

ክዎ። በጣም፡ ክወዳለሁ።

በረፍተኛሁ፡ ጊዜ፡ ወደ፡ ኪትዮጵያ፡
ከመሄድ፡ የምትፈልጉት፡ ከመደ
ሰት፡ ናው?

በረፍተኛን፡ ጊዜ፡ ወደ፡ ኪትዮጵያ፡
የምገባው፡ የሚያስደስቱ፡
ነገሮችን፡ ክመረጡ፡ ነው።

ዛሬ፡ ማቶ፡ ወደ፡ ክደብ፡ ከተማ፡ መሄ
ድና፡ መደሰት፡ የሚፈልግ፡ ማን፡ ነው?

ክኛ፡ መሄድና፡ መደሰት፡ ክገፈልጋለሁ
ን።

ጥያቄ

መልስ

ከብረቱው፡ ወደ፡ ነገሩ፡ ገብቶ፡
ይደገግሃል?

አዎ፡ በጣም፡ ይደገግሃል።

ከአዲስ፡ ከባጣ፡ ወደዚህ፡ ክገር፡

አዎ፡ በጣም፡ ይደገግሃል።

ሰጥሎ፡ በጣም፡ ይደገግሃል?

ወደ፡ ነገሩ፡ ሄደህ፡ ጠቅሎ፡
ክፍሉም?

ነገሩን፡ በጥንቃቄ፡ ሄደህ፡ ክፍሉም።

ከአዲስ፡ መገኘት፡ ፓላቲኖ፡ የሚገኝ
ሚገኝ፡ ስንገኝ፡ ማለት?

ከባላ፡ ከሚገኝ፡ ማለት።

ምግብ፡ ማን፡ ይሠራህ?

አሁን፡ ይሠራለሁ።

በኢትዮጵያ፡ ውስጥ፡ ወንድ፡ ልጅ፡
ምግብ፡ ይሠራል?

የሆነው፡ አይሠራም።

ቀን፡ ቀን፡ እናቶቻችን፡ ወደ፡ ሥራ፡
ሲሄዱ፡ ልጆቻችን፡ ወደ፡
ይሠሩ?

ምናልባት፡ ወደ፡ ገብረሰፍን፡ ሆኑ፡
ይሠሩ፡ ይሆናሉ።

ውሻውን፡ ከብረቱህ፡ የት፡ ገብቶ
ሆነ?

ወደ፡ አዲስ፡ ነገሩ፡ እሄዳለሁ።

ድንገት፡ የተገኘህበት፡ በቀን፡
የት፡ ነገር?

አወንቱ፡ ደር፡ ነገር።

ገንዘብ፡ ድንገት፡ የት፡
አንድነት፡ ታውቃለህ?

አዎ፡ አውቃለሁ።

አዲሱህ፡ ሁሉንም፡ አሰጠህ?
ታሰጠህ?

አዎ፡ በጣምን፡ አንድ፡ ገብቶ፡
አሰጠህ፡ ታሰጠህ።

ጥያቄ

መልስ

እኛ፡ ከሚፈጸሙ ሁኔታዎች ወይ፡ ክገሩ፡

እንዲገጥሙ ሁኔታዎች እንዲሄዱ፡፡

እየሄዱ፡ እናቲን፡ ያያሉ?

እዎን፡ እውቀታዎህ፡፡

ነገራትን ግብዥን፡ ጠላት፡ ሰላምን፡

ያካውን፡ ነገራትን፡ ተወቅቶህ?

እንደ፡ ተሳታፊ፡ ነው፡፡ ስሙን፡ ግን፡

ፀሐይ፡ ጠምሶሌቅ፡ እንደሚባል፡

እካውቀው፡፡

ያከ፡ ማን፡ ነው?

ጠባቢዎች፡ እንደ፡ ጠባቢ፡ ከይታዩ

ጠባቢዎች፡ ለሌሎች፡ የሚገኙት፡ ከምሳሌ

ም፡፡

ም፡ ላይኛ፡ እንገባቸው፡ የት፡

እሱ?

ብዙ፡ ገንዘብ፡ ሰጣቸው፡፡

የቢሮው ሹም፡ ጠጣም፡ ጥሩ፡ ከሚ

ሠሩት፡ ሰዎች፡ ምን፡ ሰጣቸው?

የእኛ ስራዎች፡ ተሳታፊዎች፡ ናቸው፡፡

ጠባቢው ጊዜ፡ ውስጥ፡ ወይ፡ እኛ፡

የሌሎች ስራ፡ የመጡ፡ እናማን፡

ናቸው?

ምናገባት፡ ወይ፡ ለሌሎች፡ ይሄድ፡

ጠላት፡ ተከታታይ፡ የት፡ መሄድ፡

ይሆናል፡፡

እንደሚገኝ ግ፡ ተወቅቶህ?

እዎ፡ እንገባት፡ ጠባቢዎች፡ እሱ፡፡

ጠባቢ፡ እንገባት፡ ለጠባቢ

እንገባት፡ ጠባቢዎች፡ እሱ?

ጠባቢዎች፡ እካውቀው፡፡

እኛ፡ ከሚፈጸሙ ሁኔታዎች፡ ለጠባቢ

ማን፡ መከሰ?

እዎ፡ ጠጣም፡ ብዙ፡ ላይኛ፡

እውጭ፡ ጉዳይ፡ ሚኒስቴር፡ ግብ፡

እሱ፡፡

ውስጥ፡ ብዙ፡ ከምሳሌም፡ ላይኛ፡

እሱ?

ንያቆ

መልስ

በብርድ፣ ከምን፣ መጣህ?

በጣም፣ የምፈልገው፣ ነገር።

ሰከሰኝ፣ ነው።

ከምን፣ ከርፍድህ፣ ትመጣክህ?

ኸውቶቡሰ፣ ስጠብቅ፣ ነው።

ድርሰት

ከቶ፣ ከላ፣ በኪቶ፣ ልሰጥ፣ የሚሰጠውን፣ ትምህርት፣ ነገረሰ፣
 በኋላ፣ ከገፍቶኛ፣ ትምህርት፣ ወደ፣ ከሚረገግ፣ ከመሄድ፣ ከሰጠ።
 ከንድ፣ ቀን፣ በጥዎት፣ ተነሰቶ፣ ሰከ፣ ሺዛው፣ ከመነጋገር፣ ወደ፣
 ከሚረገግ፣ ከምገታ፣ ሃደ። ከዚያም፣ የሺዛውን፣ ሹም፣ ከግኝት፣ ሰከምታ፣
 ከሰጠው፣ በኋላ፣ ወደ፣ ከሚረገግ፣ ከመሄድ፣ መፈክትን፣ ገከደከት። የሺዛ
 ው፣ ሹም፣ የሚገገገንን፣ የረብረብ፣ ስንደዚሁም፣ ከረብረብ፣
 ገከደከኝ፣ ደግሞ፣ ማግኘትን፣ ጠየቀው። ከቶ፣ ከላ፣ ከረብረብ፣
 ገከደከኝ፣ የደረሰውን፣ ደግሞ፣ ገብቶ፣ ገብቶ፣ ገብቶ፣ የሺዛው፣ ሹም፣
 ማግኘትን፣ ነገር፣ የተጣራ፣ መሆኑን፣ ካረጋገጠ፣ በኋላ፣ ሺዛውን፣ ከቶ፣
 ከላ፣ ከሰጠው፣ ፈከ።
 ማግኘትን፣ ሰው፣ ከትምህርት፣ ወደ፣ ከሚረገግ፣ ከመሄድ፣ ሲፈጠር፣
 በመጀመሪያ፣ የሚገገገውን፣ ደንብ፣ መፈጸም፣ ከሰጠ። ይህ፣ ደንብ፣ በሚገገ፣
 ካላ፣ ሲሄድ፣ ማግኘት፣ ከሰጠ፣ መሆኑ፣ የተወቀ፣ ነው።

ጥያቄዎች

እቶ. ከጣ፡ ወደ፡ እሚሪግ፡ ከመሄድ፡ ከምን፡ ፈከገ?

መቼ፡ ወደ፡ እሚሪግን፡ ኔምገሲ፡ ሄደ?

ከምን፡ ወደ፡ እሚሪግን፡ ኔምገሲ፡ ከመሄድ፡ ፈከገ?

በእሚሪግን፡ ኔምገሲ፡ ሙስን፡ ጣንን፡ ከገን?

ከሺዛው፡ ሹም፡ ምን፡ ገከደከት?

የሺዛው፡ ሹም፡ እቶ፡ ከጣን፡ ምን፡ ጠየቀው?

እቶ፡ ከጣ፡ ከሺዛው፡ ሹም፡ ምን፡ እሳየው?

የሺዛው፡ ሹም፡ ካቶ፡ ከጣ፡ ምን፡ ኪሰጠው፡ ፈከገ?

እንድ፡ ተጣሪ፡ ከትምህርት፡ ወደ፡ እሚሪግ፡ ሲሄድ፡ ምን፡

ጣድረግ፡ ይገገዋሉ?

እንድ፡ ሰው፡ የሚገገውን፡ ደንብ፡ ክፈደሙ፡ ሺዛ፡ ጣጥጥ?

እስቸጋሪ፡ ነው?

ሀያ፡ ሁለተኛ፡ ትምህርት

ጓግግር

የቪዛ፡ ሹም

አማ

ከሚሪን፡ ክገር፡ በሚማሩበት፡ ጊዜ፡

ከዎ፡ አለኝ።

ውስጥ፡ ገንዘብ፡ ማን፡ ይገኛል

የቪዛ፡ ሹም

ዎታል?

ክስቲ፡ ስለሆነ?

አማ

አማ

ክገታና፡ አካላት፡ ናቸው።

ክቪ፡ ይኼውና!

የቪዛ፡ ሹም

የቪዛ፡ ሹም

የሲትራፊያ፡ መንግሥት፡ ወደ፡

አንገዲያሱ፡ ይህንን፡ የማመልከት፡

ከሚሪን፡ ሃደው፡ አንዲማሩ፡

ፎርም፡ ለራሱ፡ አዲህ፡ ገደፈ

ፈቅድልዎታል?

ሌሎች፡ የውስጥና፡ ሞ

አማ

ሌሎች፡ ይካገሩኛ።

ከዎ፡ ፈቅድልኛል።

አማ

የቪዛ፡ ሹም

ብዙ፡ ጊዜ፡ ሰላሳሳ፡ አዲሁ፡

ለሌሎችም፡ በወር፡ ስንት፡ ያሚሪን?

ብሔርሱ፡ ፍቃዱ፡ ነው።

ብር፡ ይገኛልዎታል?

የቪዛ፡ ሹም

አማ

ጥሩ። ማመልከቻው፡ ካይ፡ የሚ

ሦስት፡ መቶ፡ ያሚሪን? ብር፡

ያስቸግሩዎ፡ ጥያቄዎች፡ ለ

ይገኛሉኛል።

ኖሩ፡ አይን፡ ወይም፡ ያሰራሰሩ

የቪዛ፡ ሹም

ን፡ ሲጠይቁ፡ ይችላሉ።

ሦስት፡ መቶ፡ ብር፡ አንዲሚገኛልዎ፡

አማ

የሚያስረዱ፡ ደብዳቤ፡ አለዎት?

ክቪ፡ ጌታዬ።

የጊዜ-ገደም

ጊዜው ሲዘጋጅ፣ እንጠራዎታለሁ።

ጥያቄና መልስ

ጥያቄ

መልስ

ሚኒስትሩ፣ ሲመጡ፣ ምን ማድረግ

ሚኒስትሩ፣ ሲመጡ፣ ሠካምታ።

ያስፈልጋል?

መስጠት፣ ያስፈልጋል።

በጠኩ ሺ፣ የሚቆጠሩ ሰዎች

ከሚሰሩ ፈራሪ፣ ነገር፣ ግን፣ ከሚሰሩ

እየህ?

እኮቻችንም።

እኮቻችሁ፣ በቅርብ ቀን ወይ

በሰባት፣ ጠረቆ፣ ነገር።

እኔስ፣ እገባ፣ እንደሚመጣ

ነገራችሁ?

ሰውዬው፣ እየሄደ፣ እንደያስተም

እነዚህ፣ ነገር፣ ነገር፣ ግን፣ ከመ

ር፣ ንዘዝገው?

ሄደ፣ እኮቻችንም።

የሚመክሩት፣ ፎርም፣ ሲመጣ

ምናሰሩት፣ ለመጣሪያ፣ እሄድ

ከህ፣ ወይ፣ ከሚገኙ ከትምህ

ይሆናሉ።

ርት፣ ትህዳካህ?

የጊዜው ገደም፣ ጥዎት፣ ልክ፣ በህ

እዎ፣ በህሰት፣ ሰዎች፣ ገብተው

ሰት፣ ሰዎች፣ እገባላችሁ፣ ተገ

መሥራት፣ እኮቻችሁ።

ኛታው፣ ሥራቸውን፣ መሥራት

እኮቻችሁ?

ጥያቄ

መልስ

ቤትህ፡ ሁከት፡ ክፍል፡ ስካላው፡

ክርሱ፡ ክፈከገ፡ ከመስጠት፡

ከንዲን፡ ክፍል፡ ከጊደኛህ፡

ከፈቅዳካሁ፡፡

ከመስጠት፡ ትፈቅዳካህ?

የገጠላው፡ ገዢ፡ ወይም ሌላው፡

ከዎ፡ ከመሌዎ፡ ይቸካ፡ ይሆናል፡፡

ሰው፡ ከመሌኛ፡ ይቸካል?

ከዎ፡ ፈቅጅካካሁ፡፡

ከቶ፡ ከሰው፡ ወይ፡ ከሰውነት፡ ከንዲህህ?

ፈቅዳህሁካሁ?

የተገኘው፡ ገንዘብ፡ በሠራተኞች፡ ፊት

ቸው፡ በካዘዘ፡ በሠራተኞች፡ ፊት

ት፡ ተቆጠረ?

ተቆጠረ፡፡

ከስተማሪው፡ ክፍሉ፡ ውስጥ፡

ከንዲንድ፡ ጊዜ፡ ይጀምራል፡፡ ከንዲን

ከንዲንገገ፡ ትምህርት፡ ይጀምራል?

ድ፡ ጊዜ፡ ይግባዎ፡ ከይጀምርዎ፡፡

ጋዜጣውን፡ ከንዲንበብ፡ ያገቱን፡ መሆኑ

ከዎ፡ ከይጀምርዎ፡ ቸካ፡፡

ህይወት፡ ከረገገም?

መንግሥት፡ ቢፈቅድልኛ፡ ገንዲ፡ ጠቅላይ

መንግሥት፡ ክፈቀድህህ፡ መሥራት

ቅካይ፡ ግዛት፡ ውስጥ፡ መሥራት፡

ት፡ ትቸካህህ፡፡

ከቸካህህ?

ወንድ፡ ቢሞት፡ ወይ፡ ዋና፡ ትሂዳክ

ምናልባት፡ ከህይወት፡ ይሆናል፡፡

ህ?

ከቤተኛህ፡ በሁከት፡ ሰዓት፡ መንግሥት

ጋዜጣውን፡ ከናገረክን፡፡

ታችሁ፡ ምን፡ ትሠራክኛሁ?

ወይ፡ ቤት፡ ከንዲትመጪ፡ ብጠይቅ

ከዎ፡ በደስታ፡ ከመጣህሁ፡፡

ቅክ፡ ትመጣክክ?

ጥያቄ

መልስ

ከመግባት፣ ሲያስተምሩት፣ በወር፣ ስንት፣

ሁከት፣ መቶ፣ ብር፣ እስከጠቅላይ።

ብር፣ ትኩረት ይጠይቅ?

በውጭ ጉዳይ፣ መረከቅ፣ ውስጥ፣

ከዎ፣ ከገንዘብ ወይስ?

ሥራ፣ ትኩረት ይጠይቅ?

ላይ፣ ከሰዓት፣ በጊዜ፣ ወይስ፣ ለውጥ

ከዎ፣ መረከቅ፣ ከሌሎች።

ድ፣ ከሌሎች ጋር?

ወደገር፣ ስመጣ፣ እንደጠቅላይ፣

ከድህረ ገጽ፣ ትምህርት፣ መረከቅ፣

ከድህረ ገጽ፣ ለጊዜ፣ ነው?

ነው።

ስራ፣ ከገራ፣ ለገንዘብ ገቢ፣ እንደገቢ

ከገቢ፣ ስራ፣ ከገር፣ ከገርገር፣

ስራ፣ ከገራ ገቢ፣ ትምህርት ይጠይቅ?

እንደገቢ፣ ስራ፣ ከገራ ገቢ፣ እንደገር

ላይ።

በዚህ፣ ወር፣ ውስጥ፣ ገደብ፣ ስራ

ሁከት፣ ገደብ፣ ከሌሎች ጋር፣

ዘንድ፣ ብርድ፣ የመገናኛ ስራ

የሆነው።

ስራ?

ወደገር፣ ከሌሎች ጋር፣ የጠቅላይ ገቢ

የመጠን ቀው፣ ነገር፣ የሌሎች ገቢ

ነገራት?

ና፣ ነገራት።

ከመጣሁ፣ ስራ ገቢ፣ ትምህርት ይጠይቅ

ከዎ፣ ከገቢ፣ ከመጠን ገቢ፣

ይ?

መጣ፣ ከመጠን ገቢ።

ላይ፣ ድህረ ገጽ፣ ወይስ፣ ለውጥ

ሁከት፣ ስራ መጠን፣ ወይስ፣

ከመጠን ገቢ?

ሁከት፣ ላይ፣ ነው።

ስራ፣ ወደገር ገቢ፣ ከመጠን ገቢ

ከዎ፣ ትምህርት፣ ከገቢ፣ ስራ፣

ገቢ፣ ስራ?

ነገራት።

ጥያቄ

መልስ

ወደ፡ ነገሩን፡ ነገሩን፡ ጋር፡ መሄድ፡
ትፈልገሃቸዋል?

ነገሩን፡ ጋር፡ መሄድ፡
እንፈልገዋለን።

ነገሩን፡ ጋር፡ ሆኖ፡ ሄድ፡ ነገር?
እርሱን፡ ነገሩን፡ ሆኖ፡ መጓጓ፡ ጠራህ?

ወደ፡ ነገሩን፡ ሆኖ፡ ሄድ፡ ነገር።
እርሱን፡ ነገሩን፡ ሆኖ፡ ጠራህ
ቸው።

ገንዘብን፡ ሲያገኝ፡ ሽርሽር፡ የመሄድ፡
ያመለክታለሁ?

እዎ። ምናልባት፡ ወደ፡ ነገሩን፡
ከሽን፡ ሆኖ፡ ይሄድ፡ ይሆ
ናል።

እንደገና፡ ሆኖ፡ ወደ፡ ነገሩን
ሁ፡ ትሄዳላቸዋል?

እዎ። ነገሩን፡ ወር፡ ገንዘብ፡ ወደ፡
ነገሩን፡ እንሄዳለን።

ነገሩን፡ ሆኖ፡ ወደ፡ እርሱን፡ ጋር፡
ትመጣለህ?

ወደ፡ ነገሩን፡ ሆኖ፡ መጥጣ
ት፡ እንገልጻለን።

ወደ፡ ነገሩን፡ ሆኖ፡ ሆኖ፡ ሆኖ፡
የት፡ ትገልጻለህ?

ምናልባት፡ ነገሩን፡ ሆኖ፡ ጋር፡
ትገልጻለህ።

ወደ፡ ነገሩን፡ ነገሩን፡ ሆኖ፡ ሆኖ፡
መገንጠል፡ ነገሩን፡ ሆኖ፡ ሆኖ፡

ምናልባት፡ ነገሩን፡ ሆኖ፡

እንገልጻለሁ፡ ነገሩን፡ ሆኖ፡ ሆኖ፡
ነገሩን፡ ሆኖ፡ ሆኖ፡ ትፈልገ
ላለህ?

እዎ። የምትፈልጉትን፡ ሆኖ፡
ት፡ እንገልጻለሁ።

ነገሩን፡ ሆኖ፡ ሆኖ፡ እንደገና፡
ጋር፡ ሆኖ፡ ሆኖ፡

ነገሩን፡ ሆኖ፡ ሆኖ፡ ሆኖ፡ ሆኖ፡
ጋር፡ ሆኖ፡ ሆኖ፡ ሆኖ፡

ጥያቄ

መልስ

ከመገናኛ፡ መደብተ፡ እንደመጠጥ፡ ወደ፡
ወንዝ፡ ሄደን፡ እንድንዋጅ፡ ትፈ
ከጋከህ?

ከዎ፡ ቀኑ፡ ሲሞቅ፡ ሄደን፡ እንድን
ዋጅ፡ እፈክጋከሁ።

ወደ፡ ኢትዮጵያ፡ ሄድኛሁ፡ ክመሪ
ገን፡ ኢምገሲ፡ እንድንሰራ፡
ትፈክጋከኛሁ?

ከዎ፡ እዚያ፡ ሄደን፡ እንድንሰራ፡
በጣም፡ እንፈክጋከን።

እመርሻ፡ ቋንቋ፡ እንድንማር፡ የነገ
ረህ፡ ሰው፡ ማን፡ ነው?

እመርሻ፡ ቋንቋ፡ እንድንማር፡ ወንድ
ሜ፡ ነገረኛ።

ድርሰት

ከቶ፡ ከመገናኛ፡ የመገኘው፡ ኢትዮጵያዊ፡ ተማሪ፡ ወደ፡ ክሚኒስትሪ፡ ከመሄ
ድሩ፡ ትምህርቱን፡ ከመቀጠሉ፡ ስከፈከገ፡ ወደ፡ ክሚኒስትሪ፡ ኢምገሲ፡ መሄ
ድሩ፡ ሺዛ፡ መጠየቅ፡ ግዴታው፡ ሆነ። ከቶ፡ ከመገናኛ፡ ወደ፡ ክሚኒስትሪ፡ ኢምገሲ፡
ከሺዛ፡ ከመሄዱ፡ በፊት፡ ከኢትዮጵያ፡ መንግሥት፡ መሬዲም፡ የመገኘት
ገላጭ፡ ነገር፡ ካጠራጠሩ፡ በኋላ፡ ወደ፡ ኢምገሲ፡ ሄደሩ፡ የሺዛውን፡ ሹም፡
ከቶ፡ ጁን፡ የመገኘትን፡ ክሚኒስትሪ፡ ተገናኝ። ከቶ፡ ጁንም፡ ከቶ፡ ከመገናኛ፡
ከምን፡ ወደክሚኒስትሪ፡ መሄዱ፡ እንደሚፈጸም፡ የት፡ ትምህርት፡ ለት፡ እንደሚገ
ገ፡ ስንት፡ ዓመት፡ እንደሚቆይ፡ ከትምህርቱ፡ ማን፡ እንደሚገጥሙት፡
ከጠየቁት፡ በኋላ፡ እንድ፡ ፎርም፡ ሰጡትና፡ እንደምክ፡ ስዘዙት።
ከቶ፡ ከመገናኛ፡ ፎርም፡ ሞከቶ፡ ሲጠራጠሩ፡ ከቶ፡ ጁን፡ ሰጣቸውና፡

ገደብ፡ ተቀባይ። ከፊ፡ ጅን፡ ገደብ፡ ካፊ፡ ከሰጠ፡ ለሰጠው፡ ስለሰጠው
 ቅሪት፡ ከገደብ፡ ከፊ፡ ከፊ፡ ከሰጠው፡ ምንም፡ ከደደኑ፡ ከግደብ፡ ከግደብ፡
 ር፡ ይሰጥላቸዋል፡ ከፊ፡ ወደ፡ ገደብ፡ ሆኖ፡

ጥያቄዎች

- ወደ፡ ከሰጠው፡ የሰጠው፡ ተሰጥቶ፡ ከምን፡ ማን፡ ይገኛል?
- ከፊ፡ ከሰጠው፡ ወደ፡ ከሰጠው፡ ከምን፡ ይሆናል?
- በከሰጠው፡ ውስጥ፡ ከፊ፡ ከሰጠው፡ ስንት፡ ምን፡ ይቆያል?
- ከፊ፡ ምን፡ ማን፡ ይገኛል?
- ገደብ፡ ጅን፡ ሆኖ፡ ምን፡ ነው?
- ገደብ፡ ከሰጠው፡ ምን፡ ከደደኑ?
- ከፊ፡ ከሰጠው፡ ገደብ፡ ከሰጠው፡ ወደ፡ ሆኖ?
- ገደብ፡ ተቀባይ፡ ካፊ፡ ጅን፡ ምን፡ ከሆነው?
- ከፊ፡ ከሰጠው፡ ወደ፡ ከሰጠው፡ ከሰጠው፡ ምን፡
 ማን፡ ከሰጠው?

ሀያ፡ ሦስተኛ፡ ትምህርት

ንግግር

የሐንሰ

እግባዎ፡ እዚህ፡ ሰፊ፡ ገንብ፡ አለ?

ነገር

አሁን፡ ክፍት፡ እይደከም፡ እንጂ፡

መኖሩን፡ አለ።

የሐንሰ

ምን፡ ጊዜ፡ ይገባታል?

ነገር

ይህ፡ እኛ፡ ሰፊ፡ ያለው፡ ገንብ፡

የሚገባታው፡ ጥቅም፡ ገንብ፡ ነው።

ከሌሎች፡ ግን፡ ቀን፡ በሙሉ፡ ነገ

ፍት፡ ናቸው።

የሐንሰ

አሁን፡ ገንዘብ፡ እፈጠራሁን፡ ወደ፡

ከካ፡ ገንብ፡ ሂጅ፡ ግዴታ፡ ጭንጭ

መመዘኛ፡ አካላት።

ነገር

እንግዲያስ፡ እቀዳሚያ፡ ኃይሉ፡ ሥ

ካሉ፡ እድገት፡ ያለው፡ ገንብ፡

የቀርብዎታልና፡ እዚያኛው፡

ሆኗል።

የሐንሰ

አዎ፡ እድገት፡ ገደብ፡ ገደብ፡

እዚያ፡ መሄድና፡ መመዘኛ፡

ሆኗል።

ነገር

ገንብን፡ ከሚገኙት፡ በጣም፡ አስ

ቸጋሬ፡ እይደከም። ነዚህ፡ በሬ

ት፡ እኛዎሉ፡ ሥነህ፡ እድገት፡

ሂደት፡ የሆነ?

የሐንሰ

አዎ፡ መደብ፡ ከመግባት፡ ከ

መመዘኛ፡ ወደሚገኙት፡ ለተ

መደብ፡ ገንብ፡ ጊዜ፡ ሂጅ

ካሉ።

ነገር

የሚገኙት፡ መደብ፡ ለት፡ ገደብ፡

ገንብ፡ ነገ፡ ገንብ፡ ነው።

የሐንሰ

እሱን፡ እካጣውም፤ ቶሎ፡ ደርሼ፡

እመጣካሁ።

ነገር

አሁን፡ ይቆይ።

ጥያቄ፡ መልስ

ጥያቄ	መልስ
የት፡ ሰፊር፡ ገንገ፡ ይገኛ፡ ቀመስ ከሃኑ?	ከዲስ፡ ነጥላ፡ ውስጥ፡ ሁከት፡ ገንገኛ፡ እንዳሉ፡ እውቃክሁ።
የቱን፡ መገና፡ ተገፍቶ፡ አየኸው?	ከፊ፡ ስመጣ፡ ቀዶ፡ መገና፡ ገፍቶ ን፡ ሆኖ፡ አየሁት።
የትኛውን፡ ሴት፡ መገፈትና፡ መዝ ጋት፡ ትኛካህህ?	ሁከቱን፡ ሴቶች፡ ገቢ፡ መገፈትና፡ መዝጋት፡ አኛካህሁ።
የውጭ፡ ጉዳይ፡ ማደስተር፡ ሠራ ተኞች፡ በሙኩ፡ የት፡ እንዳህህ ዱ፡ ተውቃካኛሁ?	ዛሬ፡ ሥራ፡ ስለማቆሠህ፡ ወዱ፡ መሠሪያ፡ ሴቶችው፡ እንመ ጡም።
ከዲስ፡ ነጥላ፡ ወዳከው፡ ሴቶ፡ መድሐፍት፡ የሚሄዱ፡ ማን፡ ነው?	አቶ፡ ነገሱ፡ ነው።
እዚህ፡ ነገሱት፡ ሰዎች፡ ወንድምዎ፡ ማንኛው፡ ነው?	እሴቶች፡ መገንጠሉ፡ የተቀመጠው፡ ፊደሉ፡ ሰው፡ ነው።
ከዲስ፡ አገገ፡ ውስጥ፡ የትኛዎን፡ ሴ ቶ፡ አይተሃት፡ ነገር?	ቀዶ፡ ሁለት፡ የከገሰኝዎን፡ ሴት፡ አይቻት፡ ነገር።
ስከ፡ ማንኛው፡ ነገር፡ ትንግራኛክህ? የሰጠኸኝን፡ ገንዘብ፡ አማን፡ እንድ ሰጠው፡ ትፈልገክህ?	ስከ፡ ምንም፡ ነገር፡ አልነግሮህም። ከአካሉ፡ እንድትሰጥከኝ፡ ትፈልገክህ ሁ።
እዚህ፡ ጠረጴዛ፡ ካዶ፡ ነገሱት፡ መድሐ ጆች፡ የትኛውን፡ ማንበብ፡ ያፈክ ጋኩ?	ሲሚውንት፡ አረንጓዴውን፡ መድሐ ጆች፡ ማንበብ፡ ትፈልገክሁ።

ጥያቄ

መልስ

ስኩ፣ የትኛው፣ ንገር፣ መናገር፣ ትፈሪ
ጋክህ?

ስኩ፣ ክጫሪግ፣ መናገር፣ ክፈሪጋክህ።

የትኛውን፣ መኖር፣ መዋሰን፣ ትፈሪ
ጋክህ?

ትንሽዋን፣ መኖር፣ መዋሰን፣ ክፈሪ
ጋክህ።

የትኛች፣ ክስተጫሪዎች፣ ከክረፍ
ት፣ ወድ፣ ክጫሪግ፣ ይሄዳሉ?

ሁኑም፣ ጠሙኩ፣ ይሄዳሉ።

ስንጫን፣ ክጫሪግ፣ ክንጫሪግ፣ ትፈ
ከጋክህ?

ገጠጫ፣ ንጫሪ፣ ጫሪግ፣ ሠ

ሬተኞች፣ ክንጫ፣ ወደም፣ ሁከ

ት፣ ሰዎች፣ ክንጫሪግ፣ ክፈሪ

ጋክህ።

ክሱ፣ ከየትኛው፣ ገንጠ፣ ሹም፣
ኖላ?

ከኪትሎ፣ መንግሥት፣ ገንጠ፣

ሹም፣ ኖላ።

የትኛውን፣ ጠረጴዛ፣ ተዋሰ?

ክኪትን፣ ጠረጴዛ፣ ተዋሰ።

ምሳቸውን፣ ከምን፣ ክዚህ፣ መብ
ካት፣ ክፈሪ ከጉም?

ክዚህ፣ ምሳ፣ ከመብካት፣ ጠግም፣

ውድ፣ ኖላ።

ቀሪን፣ ደብዳቤ፣ ከጫሪግ፣ ሰ
ው፣ መስጠት፣ ክስተት?

ከትምህርት፣ ለጽ፣ ሹም፣ መስጠ

ት፣ ክስተት።

ስትመጡ፣ ጫንም፣ ሰው፣ ክካሪዎች
ሁም?

የከም፣ ጫንም፣ ሰው፣ ክካሪዎች።

ጫንም፣ ለጠቀሞችሁ፣ ስኩ፣
ሠራኖላ፣ ክትናገሩም?

የከም፣ ክትናገሩም።

ጥያቄ

መልስ

እኩላዊት፣ ወደፊት፣ ዋና፣ ስትህዳ፣ የም

የከም፣ ምንም፣ ክፍለ-ሰዓት፡፡

ትብቅር፣ ምንም፣ ክፍለ-ሰዓት?

የከም፣ ክፍለ-ሰዓት፣ ምንም፣ ክፍለ-ሰዓት

በኩል፣ ሰዓት፣ ምንም፣ ክፍለ-ሰዓት?

ማህተም፡፡

ሰዓት?

እገጠኛሁ፣ መቼ፣ ደርሳኛሁ፣ ቀ

ክንዳ፣ ወር፣ ባህር፣ ደርሳኛ፣

መከላከል?

ቀመከሰን፡፡

ማንኛውን፣ ሰው፣ መንግሥት፣ ፊት

ያቶ፣ የሥራገብ፣ ክንዳ፣ መንግሥት፣

ጋኛሁ፣ ነገር?

ፊት፣ ነገር፡፡

የትኛዎቹን፣ ቤቶች፣ ከገዛ፣ ያፈሉ

በሰውነት፣ የሥራገብ፣ ሁከት፣ ቤቶች፣

ጋኩ?

መግዛት፣ ያፈሉጋኩ፡፡

የትኛዎቹን፣ ጋዜጦች፣ ክንፍጠባ፣

እጠራጭ፣ ካቶሊካዊ፣ ክንፍጠባ፣

ጫጫህ?

ጫጫህ፡፡

በኩል፣ ማንኛዎቹ፣ ክፍሎች፣ ማሰብ

በኩል፣ ኢትዮጵያ፣ ክፍሎች፣ ማሰብ

ማር፣ ትኛካህ?

ሰውነት፣ ኢትዮጵያ፡፡

ወደፊት፣ እገጠኛሁ፣ ክፍለ-ሰዓት፣ ጋር፣ መ

ክን፣ ክፍለ-ሰዓት፣ ጋር፣ መህደር፣ እን

ህድ፣ ትፈሉጋኛሁ?

ፊትጋኛ፡፡

ድርሰት

ከቶ፡ የሐንታ፡ ስደት፡ ስገግ፡ ውስጥ፡ ኑሮ፡ ነገሮቻቸው፡ ቀን፡ ጀምሮ፡
 እስከ፡ ዛሬ፡ ድረስ፡ ካገሩ፡ እንግዳ፡ ከሰው፡ ገዳ፡ ነበር። በዚህ፡ ምክንያት፡
 የገንዘብ፡ መውጫና፡ መግቢያ፡ ከያወቀውም። እንዲያውም፡ ስንድ፡ ቀ
 ን፡ ወደ፡ ገንባ፡ ከመሄድና፡ ቼክ፡ ከመመዘዝ፡ ፈጠራ፡ መንገድ፡ ጠፋበት
 ና፡ ቆይቶ፡ ሲያመነታ፡ ከቶ፡ ነገሮችን፡ አያውቅም። ከቶ፡ ነገሮችም፡ ከቶ፡ የሐንታ፡
 መንገድ፡ የተሳሳተው፡ መሆኑን፡ ለካወቀ፡ ጠጋ፡ ብሎ፡ "ከረዳዎት፡ እ
 ቼክ ካላሁ?" ስላለ፡ የሐንታን፡ ጠየቀው። የሐንታም፡ ፈጠራ፡ ብሎ፡
 "ገብሎታል፡ ያሰው፡ ገንባ፡ የት፡ ነው።" ስላለ። ነገሮችም፡ የኢትዮጵያ፡
 መንግሥትን፡ ገንባ፡ ከድሬ፡ ነገረውና፡ ጉዞውን፡ ቀጠሎ። የሐንታም፡
 ቼኩን፡ ከመመዘዝ፡ ወደ፡ ገንባ፡ ሄደ።

ጥያቄዎች

- ከቶ፡ የሐንታን፡ ካገሩ፡ እንግዳ፡ ከሰው፡ ገዳ፡ ያደረጋቸው፡ ምንድን ነው?
- ከቶ፡ ወደ፡ ስንድ፡ ስደት፡ ስገር፡ ስትሄድ፡ እንዲሁ፡ ያሉ፡ ነገር፡
 ለሰውም?
- የሐንታ፡ ቼክ፡ ከመመዘዝ፡ የፈጠራው፡ ከምንድን ነው?
- መንገድ፡ በጠፋበት፡ ጊዜ፡ ምን፡ ክደረገ?
- የሐንታ፡ ስመንገድ፡ ካሁ፡ ቆይቶ፡ ከምን፡ ክመነታ?
- ከቶ፡ ነገሮች፡ ካቶ፡ የሐንታ፡ የየትኛውን፡ ገንባ፡ ከድሬ፡ ለጠው?
- ነገሮች፡ ነገሮች፡ ለኢትዮጵያ፡ ምን፡ ክደረገ?
- የሐንታን፡ ምን፡ ሠራ?
- ከቶ፡ ከላገሩ፡ እንግዳ፡ የሆኑትን፡ ጊዜ፡ ክሉ?

ሀያ፡ ስጌተኛ፡ ትምህርት

ገገግር

የሐንሰ

ስገንዘዎ፡ ይህን፡ ጽን፡ እንደመነገሩ ገን፡
እጌ ገንገሁ?

የገንዘብ፡ ሠጠኛ

እሼ፡ እመነገር ገንዘብ ገንገሁ። ሐመሆ
ኑ፡ የመታወቂያ፡ ወረቀት፡ ያዘዋሉ?

የሐንሰ

ከዎ፡ እመሪገ፡ እምገሲ፡ የምሠ
ጌ፡ እመሪገዎ፡ መሆኔን፡ የመገ
ገደ፡ ወረቀት፡ አሉኝ።

የገንዘብ፡ ሠጠኛ

እሱ፡ በቂ፡ ነው። ግን፡ ማየት፡ እጌ ገን
ገሁ።

የሐንሰ

የኛው፡ ጌታዬ።

የገንዘብ፡ ሠጠኛ

እሼ፡ እግዚአብሔር፡ ይሰጥኛል። በ
ጽን፡ ጄርገ፡ ካቆ፡ ስምዎን፡ ያዳ
ኑ።

የሐንሰ

የኛው፡ ዳፍንገገ።

የገንዘብ፡ ሠጠኛ

ታዲያ፡ እንዴት፡ እንደመነገር ገንዘብ፡
ያጌ ገንገሁ?

የሐንሰ

ገሁ፡ እምስት፡ ገሁ፡ እሥር፡ ያድርጉ
ኩኝ።

የገንዘብ፡ ሠጠኛ

የኛው፡ ጌታዬ። ሐመሆኑ፡ ገንዘብ፡
ገንዘብ፡ መጠኑ፡ ያጌ ገንገሁ?

የሐንሰ

አገራዊ፡ ገደር፡ እያሰጠ ገንገሁ።

ገሁክን፡ ወር፡ በጊዜ፡ ግን፡ ሐመ

ገደር፡ እመግሁሁ።

የገንዘብ፡ ሠጠኛ

መከገም፡ እንደጌ ገንገሁ።

የሐንሰ

በገንዘብ፡ እመገንገሁ።

የገንዘብ፡ ሠጠኛ

ምንም፡ ካቆ ገንገሁ።

ጥያቄና፡ መልስ

ጥያቄ

መልስ

እገንገሉ ውስጥ፡ ገንዘብ፡ ከማስቀመጥ፡

የከፈረ፡ እያስፈልገዋል።

መታወቂያ፡ ማረፊያ፡ ያስፈልጋል?

ገንገሉ፡ በቂ፡ ገንዘብ፡ አለብኝ?

አንድ፡ አሥራ፡ አምስት፡ ብር፡ አው

ጥቆሞህ።

ገንገሉ፡ ጄርግ፡ ያክራ፡ ሱቅ፡ መግ

በሦስት፡ ሺ፡ ብር፡ ቢሸጠው፡ እገዛ

ዛት፡ ትችላለህ?

ዋለሁ።

ቼን፡ ከመመዘኛው፡ ስምዖን፡ መሬረ

ኩዎ፡ ከሱም፡ በካቶሊክ፡ ዋሎ፡ ያስፈልግ

ዎ፡ ያስፈልጋል?

ጋል።

ገንገሉ፡ ማውጣት፡ የፈለግኩት፡ ገ

ኩዎ፡ ገሱ፡ አሥር፡ ገሱ፡ አምስት፡

ኩ፡ አምስት፡ ገሱ፡ አሥር፡ ብር፡

ብር፡ ነው።

ነው?

ገንገሉ፡ ከተበደርኩት፡ ገንዘብ፡ ስ

ሁከት፡ ገሱ፡ አሥር፡ ብር፡ እስከገዛ

ንት፡ ትሰጠኛለህ?

ሁ።

የገንዘብ፡ ብድር፡ ስፈልግ፡ ገንገሉ፡ ስ

የምትፈልገውን፡ ያህሉ፡ ይሰጥኛል።

ንት፡ ይሰጠኝ፡ ይመስለኛል?

ገንገሉ፡ እኩባት፡ ስፈረ፡ የገራዊ፡ ቤት፡

ኩዎ፡ ሁከት፡ የሚገለጹ፡ ቤቶች፡

ማግኘት፡ ይቻላል?

ማግኘት፡ ይቻላል።

ገንገሉ፡ ሠራተኞች፡ ቤት፡ ከመገራ

ኩዎ፡ አውቃለሁ።

የት፡ የሚፈልጉትን፡ ሰዎች፡ ታው

ቃለህ?

ጥያቄ

መልስ

ገንጠቶች፡ ጥዎች፡ ጥዎች፡ የሚገቡላቸው
በጎች፡ ሰዓት፡ ማወቅ፡ ትፈራሪነት
ይ?

ከዎ = ማወቅ፡ ትፈራሪነት።

የገንጠቶች፡ ሠራተኞች፡ ቀኑን፡ በመሆኑ
ኩ፡ ይሠራሉ?

የከዎ = ቀኑን፡ በመሆኑ፡ እያሠሩ
ም።

ገንዘቡን፡ እድሰ፡ ክፍያ፡ ስላው፡
ገንጠብ፡ ውስጥ፡ ማስቀመጥ፡
ይፈራረሱ?

ከዎ = ሲቸገሩ፡ እዚያ፡ ማስቀመጥ፡
ይፈራረሱ።

ክፍያ፡ እገንጠብ፡ ውስጥ፡ ያስቀመጠ
ውን፡ ገንዘብ፡ ማውጣትና፡ ከጥ
ሩነት፡ ማጠዳድ፡ ይፈራረሱ?

ግማሹን፡ ክፍያን፡ ማጠዳድ፡ ይፈ
ራረሱ።

ክፍያውን፡ መገንጠል፡ ገንጠብ፡
የተጠዳረውን፡ ገንዘብ፡ መሰጠት?

ገና፡ እንመሰክራለን።

ከገሩ፡ ገዳ፡ ክፍያን፡ ገንጠብ፡ ገንዘብ፡
እንዴት፡ እንጠዳረው?

በእውነት፡ እንዴት፡ እንደሆነ፡ እኩል
ቅም።

ገንዘብዎን፡ እንደሆነ፡ መገንጠል፡
ገንጠብ፡ ውስጥ፡ ከማስቀመጥ፡
እንመገንጠል፡ ነገር?

ከዎ = በጣም፡ እንመገንጠል፡ ነገር።

ወደ፡ እንገባቸው፡ ከመሄድ፡ ከምን፡
ታመነታካቸው?

ምናሳገርን፡ ሥራ፡ እናገኛለን፡ ይሆናሉ።

እገንጠብ፡ ውስጥ፡ ካላሁ፡ ገንዘብ፡
ወከድ፡ ሰዓት፡ ታገኛለሁ?

ገመት፡ ሆኑት፡ መቶ፡ ነገር፡ እገኛ
ለሁ።

ጥያቄ

መልስ

እገንገኑ ውስጥ ያስቀመጥኻቸውን

እዎ፣ ስፊት ስወጣኩሁ።

ገንዘብ ማውጣት ትችሉኩህ?

ሁሉም እካቸው።

ነጋዴዎች ሁሉ እገንገኑ ውስጥ

ገንዘብ እካቸው?

በስውነት እካውቆም።

ገንጠብ በወር ውስጥ ሰንቶ ትርፍ

ያገኛል?

ገንዘብ ስኬቱን መክፈት እከቻልኩም።

እንተ ገንጠብ መክፈት ትፈልጋለህ?

የሐንብ ይገኛል።

የገንጠብ ገንዘብ የሚያበድረው

ሰው ስም ማን ነው?

ካልፈለግህ ሲረዳ መሆኑ ግዴታ

ወደ ሲረዳ መሆኑ ግዴታ እከ

ብኝ?

የከብላም።

ይህን ስም ካገኙ ግዴታ መግዛት

እዎ፣ ይህን ስም ገዛት ካገኙ መስከ

እከብኝ?

ጠን ግዴታው ነው።

ያንድ ስም ስም ስም ስም ስም

የከም ስም ስም ስም ስም ስም

ገገህ?

በግዴታ ምን ዓይነት ስም መሆን

በግዴታ ምን ዓይነት ስም መሆን

ስም ትችሉኩህ?

ስም።

እንደ የሐንብ ገንዘብ በግዴታ

የከም ስም በግዴታ እንደ መሆን

ይመጡ ለህሉ?

እስፊት ግም።

ከምን ገንዘብን በግዴታ መውሰድ

ገንዘብን በግዴታ ከመውሰድ እስፊ

ትፈልጋለህ?

ፈለግሁም።

ወደ ኢትዮጵያ መሆኑን እገላገል

እዎ፣ መሆኑን እገላገል ማለት

ማለት ግዴታ እከብኝ?

ግዴታ እከብኝ።

ጥያቄ

መልስ

ወደ፡ኢትዮጵያ፡ ከመሄድ፡ በፊት፡ በግድታ፡ ከመጣርኛ፡ ማወቅ፡ አስብኛ?

አዎ፡ ከመጣርኛ፡ መመገር፡ አስብህ።

ወይም፡ ጥሩ፡ በግድታ፡ ወደ፡ ሐኪም፡ መሄድ፡ አስብኛ?

አዎ፡ በግድታ፡ መሄድ፡ አስብኛ።

ወደ፡ ጉምህርት፡ ቤት፡ መሄድ፡ ሳህሉ፡ ልግ፡ ግድታ፡ መሄድ፡ አስብኛ?

አዎ፡ ገንዘብ፡ ወደ፡ ጉምህርት፡ ግድታ፡ መሄድ፡ አስብህ።

ከባድ፡ ግድታ፡ መሄድ፡ አስብኛ?

ካህሉ፡ ግድታ፡ መሄድ፡ የሌለው።

ወደ፡ ጉምህርት፡ ቤት፡ መሄድ፡ ነገረብኛ?

በተለይ፡ ላይ፡ ግድታ፡ መሄድ፡ ነገረብኛ።

ልጁን፡ ለሥራ፡ ማስቀመጥ፡ ግድታ፡ ነገረብኛ?

አዎ፡ ለሥራ፡ ግድታ፡ ማስቀመጥ፡ ነገረብኛ።

ልጁን፡ ግድታ፡ ከጉምህርት፡ ቤት፡ ማውጣት፡ ነገረብኛ?

አዎ፡ ማውጣት፡ ነገረብኛ።

ይህ፡ እርሳስ፡ ከሥራዎቹ፡ መብራሪያ፡ ነገረብኛ?

አዎ፡ መብራሪያ፡ ነገረብኛ።

አቶ፡ የሥራ፡ ዋስትና፡ ግድታ፡ ሆኖብኛ?

አዎ፡ ሆኖብኛ፡ ዋስትና፡ ማግኘት፡ ግድታ፡ ሆኖብኛ።

መኪና፡ መክፈት፡ ግድታ፡ ነገረብኛ?

የሆነው፡ ግድታ፡ መክፈት፡ አስብኛ።

መኪና፡ መክፈት፡ ወደ፡ አገሩ፡ መሄድ፡ ነገረብኛ?

አዎ፡ መኪና፡ ተክሎቶቹ፡ ወደ፡ አገሩ፡ መሄድ፡ ነገረብኛ።

ከመሆኑ፡ ከመጣርኛ፡ መመገር፡ ግድታ፡ ነገረብኛ?

አዎ፡ ግድታ፡ ከመጣርኛ፡ መመገር፡ ነገረብኛ።

ጥያቄ

መልስ

ከመሆኑ፡ መታወቂያ፡ ወረቀት፡ ግዴታ፡

ከዎ፣ ማውጣት፡ አካባቢ።

ማውጣት፡ አካባቢ?

ወደ፡ አሜሪካ፡ ከመሄድ፡ በቂ፡ ገንዘብ

ከዎ፣ በቂ፡ ገንዘብ፡ ማግኘት፡ ግዴታ፡

ብ፡ ማግኘት፡ ግዴታ፡ ሆኖብዎ?

ሆኖብኝ።

ከቶ፡ ከማ፡ ጅርገሡን፡ ስከሚያመው፡

ከዎ፣ ግዴታ፡ ሆኖብኝ።

መድኃኒት፡ መፈከግ፡ ግዴታ፡ ሆኖ

ነበኝ?

ቼጉን፡ ገመውለዳቸው፡ በሬት፡ መፈ

ከዎ፣ ግዴታ፡ ሆኖባቸው።

ረግ፡ ግዴታ፡ ሆኖባቸው?

ወደ፡ አገርህ፡ ስትሄድ፡ ገንዘብ፡ ግዴታ፡

ከዎ፣ ደግሞዜን፡ ስካካገኛሁ፡ መበደ

መበደር፡ አካባቢ?

ር፡ አካባቢ።

ብድር፡ ክገኝክ፡ መበደር፡ አካባቢ?

ከዎ፣ መበደር፡ አካባቢ።

ገንዘብ፡ መበደርና፡ ከፍትህ፡ መካከ፡

ከዎ፣ ደግሞዜን፡ አስካገኛኝ፡ ድረስ፡

ግዴታ፡ ሆኖብኝ?

መበደር፡ ግዴታ፡ ሆኖብኝ።

ግጭት፡ ደግሞዝህን፡ ከቤት፡ ነጋራ፡

የደግሞዜን፡ ግጭት፡ ከቤት፡ ነጋራ፡ መክ

መክፈሪ፡ ግዴታ፡ ሆኖብኝ?

ፈለ፡ ግዴታ፡ ሆኖብኝ።

ከዲስ፡ አበገን፡ ክዚህ፡ በሬት፡ ታው

ከዎ፣ አውቀው፡ ነበር። አሁን፡ ግን፡

ቀዋካይ?

ግሆሁት፡ ብዙ፡ ጊዜ፡ ስከሆኑ፡ ግዴ

ታ፡ መሄድና፡ አንዳገና፡ ማየት፡ አ

ከብኝ።

ፈጠን፡ ብዬ፡ ክብጥ፡ መውጣት፡ ነበረ

ከዎ፣ ፈጠን፡ ብካይ፡ መውጣት፡ ነበ

ብኝ?

ረብኝ።

ጥያቄ

መልስ

ገንጠ፡ ዋህን፡ ሰፊ፡ መግዛት፡ ነገረበ
ት?

አዎ፡ መግዛት፡ ነገረበት።

እዚህ፡ ሥራ፡ ከመግጥት፡ ግዴታ፡ እን
ግኔዝኛ፡ መቻሉ፡ ነገረበት?

አዎ፡ እንግኔዝኛ፡ መቻሉ፡ ነገረበ
ት።

ወደ፡ ቀዳማዊ፡ ኃይሉ፡ ሥነሰ፡ እደገ
ገዩ፡ መሄድ፡ ግዴታ፡ ሆነብህ?

ገዥ፡ ከመ፡ ጋር፡ ቀጠሮ፡ ስካከኝ፡ መ
ሄድ፡ ግዴታ፡ ሆነብኝ።

ድርሰት

እኔትሎድያ፡ ውስጥ፡ ገጠማዎች፡ ገንጠኞች፡ ሁሉ፡ የእኔትሎድያ፡ ንጉሠ፡ ንጉሠ
ት፡ መንግሥት፡ ገንጠ፡ ከሁሉም፡ ከፍ፡ ያህ፡ ነው። የጠገንገራም፡ እዲህ፡ እንገጥ፡
ከተማ፡ ውስጥ፡ ነው። በዚህ፡ ገንጠ፡ ውስጥ፡ ብዙ፡ ሠራተኞች፡ ይገኛሉ። በት
ላላት፡ ከተማዎች፡ ሁሉ፡ ቅርንጫፎች፡ አሉት። ከእኔትሎድያ፡ ውጭም፡
በአንዳንድ፡ አገሮች፡ ውስጥ፡ ቅርንጫፍ፡ በቅርብ፡ ጊዜ፡ ከፍቶአል። ከምሳ
ኤ፡ ገላት፡ ሦስት፡ ዓመታት፡ ውስጥ፡ እንደ፡ ትላቅ፡ ቅርንጫፍ፡ በሱዳን፡ ውስ
ጥ፡ ከፍቶአል።

የእኔትሎድያ፡ ንጉሠ፡ ንጉሠት፡ መንግሥት፡ ገንጠ፡ ብድር፡ ከእኔትሎድያዊ
ያን፡ ያበደራሉ። ነጋዴዎችና፡ የመንግሥት፡ ሠራተኞች፡ እንደዚህም፡ የገንተ
ማ፡ ነዋሪዎች፡ ሁሉ፡ ኑሮአቸውን፡ ከመገኘትና፡ ንግዳቸውን፡ ከመሰፋፋት፡
ገንዘብ፡ ያበደራሉ። ነጋዴዎችም፡ ከገንጠ፡ በጣይገኙት፡ ገንዘብ፡ ወከድ፡
ይገኛሉ። ከዚህም፡ በካዶ፡ ገንጠ፡ ያገፋን፡ ኪነጥራት፡ ከመጠጠር፡ የሕዝ
ቡን፡ የኑሮ፡ ደረጃ፡ ከመገንጠት፡ ብዙ፡ ጥረት፡ ያደርጋል።

ባከፊት፡ ዓመታት፡ ውስጥ፡ ይህ፡ ባንክ፡ ነገሳናቸውም፡ የመንግሥት፡
መሥሪያ፡ ቤቶች፡ ገዛ፡ መሻሻሉ፡ ከድርጅቱ፡

ጥያቄዎች

በኢትዮጵያ፡ ውስጥ፡ ከሌሎች፡ ባንኮች፡ የሚበልጥ፡ የትኛው፡ ነው?

የዚህ፡ ባንክ፡ ቅርንጫፎች፡ የሚገኙት፡ የትኛው?

በዚህ፡ ባንክ፡ ውስጥ፡ ስንት፡ ሠራተኞች፡ ይገኛሉ?

በኢትዮጵያ፡ ውስጥ፡ ቅርንጫፎች፡ ክሉት?

ይህ፡ ባንክ፡ ለድር፡ ለማን፡ ይሰጣል?

አምን፡ ዓይነት፡ ጉዳይ፡ ያበድራቸዋል?

ገንዘቡን፡ የተበደሩት፡ ሰዎች፡ ስንት፡ ወረዳ፡ ይገኛሉ?

ባንኩ፡ በተከታይ፡ የሚያደርገው፡ ጥረት፡ አምን፡ ነው?

ገንዘብ፡ አማካኝነት፡ ለወር፡ ስንት፡ ጊዜ፡ ወደ፡ ባንኩ፡ ትሄዳህ?

ከባንኩ፡ ውስጥ፡ አስቀመጥኸው፡ ገንዘብ፡ ገመት፡ ስንት፡ ገንዘብ፡ ትገኛህ?

ገንዘብ፡ በባንኩ፡ ውስጥ፡ ማስቀመጥ፡ አምን፡ ይጠቅማል?

በሱዳን፡ ውስጥ፡ ስንት፡ ቅርንጫፎች፡ ክሉት?

ሆኖ ስምስተኛ፣ ትምህርት

ንግግር

ክብደ

ጤና፣ ይስጥህኝ፣ ስቶ፣ ጅን።

የሐንሰ

ጤና፣ ይስጥህኝ፣ ስቶ፣ ክብደ።

ክብደ

ስገክዎ፣ ይገቡ።

የሐንሰ

ስሺ፣ ስግዘር፣ ይስጥህኝ።

ክብደ

ብዙ፣ ጊዜ፣ በመዘግየትዎ፣ ስይመጡም።

በማህት፣ ስደና፣ ወይዘሮ፣ ጥፋነሽ።

ስዝነን፣ ነገር።

ስሁን፣ ግን፣ ስሐመጡ፣ በጣም፣ ደስ

ታ፣ ይሰማናል።

የሐንሰ

በውነቱ፣ ስዝናኮሁ። ቀደም፣ ብዬ።

ስደርሳኮሁ፣ በማህት፣ ክብደ፣ ል

ክ፣ በሁከት፣ ሰዓት፣ ተነስቼ፣ ነገር።

የሆነው፣ ሆኖ፣ ራስ፣ ገጭቻ፣ ሆስፒታ

ል፣ ስጠገብ፣ ስደርስ፣ የመነጋገድ።

ጎማ፣ ስሐፊነዳ፣ ስስክሐውጠው።

(ስስክቀይረው)፣ ደረሰ፣ መቆ

የት፣ ግዴታ፣ ሆኖብኝ፣ ነው።

ንግግር፣ መልስ

ንግግር

ቅዳሜ፣ ቅዳሜና፣ ስሁድ፣ ስሁድ፣ የት።

ትሄዳሳቸሁ?

መልስ

ቀን፣ ቀን፣ ሁሉጊዜ፣ ወደ፣ መድሐኔ።

ቤት፣ ስንሄዳለን፤ ማታ፣ ማታ፣ ግን።

ወደ፣ ሲደማ፣ ቤት፣ ስንሄዳለን።

ጥያቄ

መልስ

ትኩረት፣ ገጽታ፣ ሠርዓት፣ መሸጥ፣ ይፈ
ከጋሪ?

አዎ፣ መሸጥ፣ ይፈከጋሪ።

አንድ፣ ስጦታዎች፣ ገመት፣ ውስጥ፣
ሰንጠረዥ፣ ትርጉም፣ ማግኘት፣ ይቻላል?

አንድ፣ ሺ፣ ገር፣ ትርጉም፣ ማግኘት፣ ይቻላል
አ።

ሰኞ፣ ሰኞ፣ የትኩረት ማድረግ?

ወደ፣ ዋና፣ አንድ ማድረግ።

ቀን፣ ቀን፣ ትኩረት ማድረግ?

የከፍተኛ ስንጠረዥ።

የሆነው፣ ሆኖ፣ ወንጀል ማድረግ፣ ማጥፋት፣

አዎ፣ ማጥፋት፣ ማጥፋት፣ አደጋ ማድረግ።

ማጥፋት፣ ማደግ ማድረግ?

አሁን፣ አሁን፣ ወደ፣ መሠረት፣ ገጽ፣
ትኩረት ማድረግ?

የከፍተኛ ስራ፣ የረጅም ጊዜ ስራ ስራ ማድረግ፣
ወደ፣ መሠረት፣ ገጽ፣ አንድ ስራ ስራ።

አንድ፣ የሰንጠረዥ ገጽ፣ ገጽ፣ አንድ ስራ ስራ?

አዎ፣ በጣም ገጽ፣ ገጽ፣ ገጽ ስራ።

ሰፊ፣ ገጽታ፣ አንገት ማድረግ?

አዎ፣ አንገት ስራ።

አንድ፣ ስጦታዎች፣ ገጽ፣ ትርጉም፣

አዎ፣ ያገኛል።

ያገኛል?

የግንባታ ስራዎች፣ አሁን?

አዎ፣ ሁከት፣ የግንባታ ስራዎች፣
አሁን።

ጊዜ ስራ ስራ፣ አሁን?

አዎ፣ አሁን።

ስራ ስራ፣ ስራ ስራ፣ የግንባታ ስራ ስራ?

አዎ፣ የግንባታ ስራ ስራ ስራ።

የግንባታ ስራ ስራ፣ አሁን ስራ ስራ?

አዎ፣ አሁን ስራ ስራ።

ቀን ስራ ስራ፣ መጥፋት ስራ ስራ?

አዎ፣ ሁከት ስራ ስራ፣ መጥፋት ስራ ስራ።

ማጥፋት ስራ ስራ፣ መሠረት ስራ ስራ፣ ቀን ስራ ስራ፣

ምንጭ ስራ ስራ፣ ይቻላል፣ ይሆናል።

ቀን ስራ ስራ፣ ይቻላል?

ጥያቄ

መልስ

ጥቋቋሮቹን፣ ውሾች፣ ኮማን፣ ሰጠ
ሃቸው?

ከህጃቸው፣ ሰጠሁቸዋል።

በጣም፣ ደጋግ፣ ሰዎች፣ ተውቋቸዋል?
መኪና፣ ስከህ?

አዎ፣ ብዙ፣ ደጋግ፣ ሰዎች፣ ስውቋቸዋል።

አዎ፣ ሁከት፣ ቆይታ፣ መኪናዎች፣

ስከህ።

እጫጭር፣ ሰዎች፣ ፓኪስ፣ መሆን፣
የችካካ?

የሰዎች፣ ስድስት፣ ሰዎች።

ሆተሉ፣ ሰፊ፣ ክፍሎች፣ ስከህ?

አዎ፣ ስምጠን፣ ሰፊ፣ ክፍሎች፣

ስከህ።

ቀይ፣ ከብሉ፣ ገዛች?

አዎ፣ ሦስት፣ ቀይ፣ ከብሉ፣ ገዛ

ች።

ቀይ፣ ገርጫዎች፣ ትገዛህ?

አሁን፣ ገንዘብ፣ ሰፊ፣ መግዛት፣

ስከህ፣ ስድስት።

ደርሰን

እንጅ፣ ነጠይቅ፣ ስንጅ፣ የሐንገሉ፣ በወደፊት፣ ነጠዛ፣ ጊዜ፣ ጀምሮ፣ ስለሚ
ተዋወቁ፣ እንደ፣ ቀን፣ ስንጅ፣ ነጠይቅ፣ ስንጅ፣ የሐንገሉ፣ ከጌት፣ እገታ፣ ጋጠዛ።
እንጅ፣ የሐንገሉ፣ ግብግብ፣ ስክለኛ፣ በሦስት፣ ሰዓት፣ ገንጅ፣ ነጠይቅ፣ ጌት፣
እንደገንጅ፣ ቀኑን፣ ሰጠ።

ከጌት፣ ሁከት፣ ሰዓት፣ ሲሆን፣ ስንጅ፣ የሐንገሉ፣ መኪናውን፣ ስለነገሱ፣ እየሰደ፣
ገዛውን፣ ወደ፣ ስንጅ፣ ነጠይቅ፣ ጌት፣ ቀጠለ። ዳፋ፣ ግን፣ ግማሽ፣ መጓጉድ፣ እንደ

ሆ: ሰድስተኛ: ንግድ

ንግድ

ንግድ

ክገጥም

ጠይቅ: ቀስጥጥጥ: ከቶ: የሥራ ገቢ: ከገንዘብ

ንግድ: ህግግ: ገቢ: ንግድ: የገንዘብ:

ገንዘብ: ለሥራ?

ከገንዘብ: ገቢ: ህግግ: የሥራ ገቢ:

የሥራ ገቢ

ከቶ: የሥራ ገቢ:

ደህና: ከግዢ ገቢ: የሥራ ገቢ:

የሥራ ገቢ

ከገንዘብ?

ከገቢ: ገቢ: ገቢ: ከገንዘብ: ገቢ: ከ

ንግድ

መሥሪታ: ገቢ: ከገንዘብ: መሥሪታ

ከቶ: ክገጥም: ከቶ: የሥራ ገቢ: ከገንዘብ

ክ: ከገንዘብ ገቢ:

ደብዳቤ: ገቢ: ከሥራ ገቢ: የሥራ ገቢ:

ክገጥም

ከገንዘብ: የሥራ ገቢ: የሥራ ገቢ:

ከገንዘብ: መሥሪታ: ገቢ: ክ

ገቢ: ወደገቢ: ወደገቢ:

የሥራ ገቢ:

ገቢ: ገቢ: ገቢ: ገቢ: ገቢ:

ወደገቢ: የገንዘብ:

የሥራ ገቢ

ከመሥሪታ ገቢ:

ንግድ: መሥሪታ

ንግድ

መሥሪታ

የሥራ ገቢ: ገቢ: ወደገንዘብ: ህግግ: ክ

ከገቢ: ገቢ: ወደገንዘብ: ህግግ: ከሥራ ገቢ:

የሥራ ገቢ?

ቀደም: ለሥራ ገቢ: መሥሪታ: የሥራ ገቢ

ከገቢ: ገቢ: ገቢ: ከሥራ ገቢ: መሥሪታ

ገቢ?

ክ: ከሥራ ገቢ:

ጥያቄ

መልስ

እዚህ፡ ቆመህ፡ ምን፡ ንሠራከህ?

እውቶብኩ፡ ቆመጣኩ፡ በማከት፡ እጠ
ብቆከሁ።

እሁድ፡ ወድ፡ መሥሪያ-ቤት፡ ንሄዳካኝ
ሁ?

ምናኮገት፡ እንሄድ፡ ቆሆናኩ።

ሥራ፡ ከማግኘት፡ ብዙ፡ ንረት፡ እድርገህ፡
ነበር?

እዎ። በጣም፡ ብዙ፡ ንረት፡ እድርገ፡ ነበ
ር።

ያቶ፡ ከማ፡ ደረጃ፡ ነፍ፡ ያኩ፡ ነው?

እዎ። የትምህርት፡ ቤት፡ ሹም፡ ነው።

ከጅህ፡ የቤቱን፡ ደረጃ፡ መውጣት፡
ትችካክኝ?

የከም። ገና፡ ትንሹ፡ ናት።

እስተማሪ፡ መሆን፡ እያገለገሉኝም?

በጣም፡ ያገለገሉኛል።

ትምህርት፡ ቤቱን፡ ከማስፋፋት፡ ገንዘ
ብ-የት፡ እገኛህ?

የትምህርት፡ መረከቀር፡ ሰጠኝ።

ንግድ፡ የሚያገለገሉት፡ ሥራ፡ ቆመኩ
ከሃል?

እዎ። የሚያገለገሉት፡ ቆመኩኛል።

እቶ፡ ነጠድ፡ እድህ፡ እጠግ-ውስጥ፡
ነዋሪ፡ ናቸው?

እዎ። እዚያ፡ ያስተምራሉ።

ገንጉ፡ ብዙ፡ ቅርንጫፎች፡ እኩት?

ሁከት፡ ቅርንጫፎች፡ ብቻ፡ እኩት።

ንጉሠ፡ ነገሥቱ፡ ወደዚህ፡ እገር፡ መ
ቻ፡ ቆመጣኩ?

ግራት፡ ወር፡ በኋላ፡ ቆመጣኩ።

ንጉሠ፡ ነገሥቱን፡ ነዚህ፡ በሬት፡ እቆ
ተሃቸዋል?

የከም። እካየሁዋቸውም።

እንድ፡ ሰው፡ በሥራ፡ ነፍ፡ ማከት፡ ቢፈክ
ግ፡ ምን፡ ማድረግ፡ እኮበት?

ትምህርቱን፡ ማሻሻል፡ ያስፈልገዋል።

ጥያቄ

መልስ

የወር፡ ደምዝህ፡ ስንት፡ ነው?

ሶስት፡ መቶ፡ ገር፡ ነው።

ደምዝህ፡ ኪያበስድግህ፡ ቆችካል?

ገግዴን፡ ነገስታፋሁ፡ ደምዘ፡ ኪያበ

ካድገኝ፡ ክቆኝልም።

የመኪናውን፡ መስኮች፡ የዘጋኸው፡ ክን

የኮም፣ ክን፡ የሐንሰ፡ ነው።

ቶ፡ ነህ?

ቤትህ፡ ስንት፡ መስኮቶች፡ አሉት?

ስድስት፡ መስኮቶች፡ አሉት።

መዝጊያህን፡ በምን፡ ዘጋኸው?

በቁልፍ፡ ዘጋሁኝ።

የመኪናው፡ መዝጊያ፡ ሰፊ፡ ነው?

በጣም፡ ሰፊ፡ ክቆድኮም።

የበጎን፡ መዝጊያ፡ የካሬታው፡ ማን፡

ያቶ፡ የሐንሰ፡ ሴት፡ ልጅ፡ ነበረች።

ነበር?

አንተ፡ የመኪናህን፡ ቦር፡ ዘግቶኸው፡

አዎ፣ ዘግቼው፡ ነበር።

ነበር?

የአናንተ፡ ባንክ፡ በመቶ፡ ስንት፡ ወከድ፡

አድስት፡ ገር፡ ነገሃምሳ፡ ሣንቲም፡

ቆሰጣል?

ቆሰጣል።

ወደ፡ ውጭ፡ አገር፡ መሄድ፡ ገርፍ፡

ቁህ፡ በጣም፡ አስቸጋሪ፡ ጥያቄ፡ ነው።

አከው?

አናንተ፡ ነገላላ፡ ውስጥ፡ ስንት፡ ነጋዴዎ

ሃምሳ፡ የሚሆኑ፡ ነጋዴዎች፡ አሉ።

ች፡ ይገኛሉ?

ሉቅ፡ መክሬዎች፡ የሚፈጠሩ፡ ነጋዴዎ

አዎ፣ አውቃኮሁ።

ች፡ ታውቃኮህ?

የዚህ፡ ሉቅ፡ ነጋራ፡ ነገደኛው፡ ቁበ

አዎ፣ በአሥር፡ ገር፡ ቆሰጣል።

ልጣል?

ጥያቄ

መልስ

የነበረክን? ከንድ? ጎጥን? ብርጭቆ?
ከመን? ስንጥክው?

ገና ከከሽጥሁትም።

ከስተማራው፣ ጠመኔ፣ ቀፊ ከጋሪ?

ከዎ፣ ይፈከጋሪ።

ቀጭን? መሆን? ትፈከጋሪህ?

ከዎ፣ ቀጭን? መሆን? ከፈከጋሪሁ።

ቤቱን? በቁልፍ? ነፍተህ? ጎጥኑን?
ብርጭቆውን? ከስገገክው?

የሐም፣ ከካስገገሁትም። ምክንያቱም።
ቁልፍ? ከከነበረኝም።

ከብላጥን? የምትሰጡት? መሪሬ? ከ
ከሽ?

ከሁን? የሐኝም፣ ወደፊት? ግን? ከገኝ?
ቆሆናሁ።

ፎጣ? ከመግዛት? ወደ? ገበያ? ማን? ይ
ሂዳሁ?

ያቶ? ተሰማ? ገከቤት? ትሂዳሁት።

ሳሙና? ገዝተሽ? ፎጣውን? ማጠብ?
ትፈከጋሪህ?

የሐም፣ ሃሬ? ወደ? ገበያ? መሂድ? ከከኝ
ሐም።

ከመታጠቢያ? ቤት? ውስጥ? ምን? ታደረ
ጋካችሁ?

ቆሻሻውን? ፎጣ? ከጎጥገሐን።

ወደ? ገበያ? ስትሂድ? ምክንያት? ከትገዛህ
ኝ? ትችካህህ?

ገንዘብ? የሐኝም፣ ከንድ? ከገዛህህ? ነበር።

ወፍሬሙ? ባሬ? የማሳው?

ያቶ? የሐንገ? ቆመሰሰኛሁ።

ምንም? ከንጉን? ደሀ? ቢሆን? ደግሶ
ው? ከቆመሰሰህም?

ከዎ፣ በጣም? ደግሶ? ሰው? ነው።

የጥፋነሽና? የሐማ? ወዳጅነት? ምሥጢ
ኑ? ይገገሃሁ?

ከዎ፣ ይገገኛሁ።

ከማ? ካገረ? ገዢው? ጋር? ከመተዋወ
ቅ? ይፈከጋሪ?

ከዎ፣ ከመተዋወቅ? በጣም? ይፈከ
ጋሪ።

ጥያቄ	መልስ
ከገራ፡ ገዢው፡ እንግዲቶች፡ መጋጠሁ፡ ቆይታ?	ከዎ፡ ቆይታ፡፡
ያገራ፡ ገዢው፡ ግብዣ፡ እንዴት፡ ነገር? ?	ገቢው፡ ጥፋ፡ ነገር፡፡
ሰው፡ ማክበር፡ ገቢው፡ ጥፋ፡ ነገር፡፡ እንዴት?	ከዎ፡ ገቢው፡ ጥፋ፡ ነገር፡ ነው፡፡
ከዎ፡ ሰው፡ ገቢው፡ ጥፋ፡ ነገር፡፡ የሰው?	ገቢው፡ ጥፋ፡ ገቢው፡ እንዴት?
መገናኛው፡ እንዴት፡ ወይን፡ ከገር፡፡ ሆኖ?	ወይን፡ ከገር፡ ገቢው፡ እንዴት፡፡
የሰው፡ ገቢው፡ ጥፋ፡ ነገር፡፡ የሰው?	ገቢው፡ ነገር፡ ገቢው፡፡
ገቢው፡ ገቢው፡ ጥፋ፡ ነገር፡፡ እንዴት?	ከዎ፡ እንዴት፡ ገቢው፡፡
እንዴት፡ ገቢው፡ ጥፋ፡ ነገር፡፡ እንዴት?	ከዎ፡ ገቢው፡ ጥፋ፡ ነገር፡ እንዴት፡፡
እንዴት፡ ገቢው፡ ጥፋ፡ ነገር፡፡ ሆኖ?	ገቢው፡ ጥፋ፡ ገቢው፡ ነገር፡፡
ገቢው፡ ገቢው፡ ጥፋ፡ ነገር፡፡ የሰው?	ገቢው፡ ጥፋ፡ ገቢው፡ ነገር፡፡
የሰው፡ ገቢው፡ ጥፋ፡ ነገር፡፡ የሰው?	ከዎ፡ ገቢው፡ ጥፋ፡ ነገር፡፡
ወተቶ፡ ገቢው፡ ጥፋ፡ ነገር፡፡ የሰው?	ወተቶ፡ ገቢው፡ ጥፋ፡ ገቢው፡ ነገር፡፡

ጥያቄ

መልስ

ወደ፡ ቤትህ፡ ከምን፡ በጩከማው፡ ሄድህ?

መሄድ፡ ግዴታዬ፡ ነበር።

ከቤት፡ ውስጥ፡ በጣም፡ ጩከማ፡ ነው?

የከም፡ በጣም፡ ጩከማ፡ አይደለም።

ከቤት፡ በቂ፡ ላይህን፡ አካው?

አዎ፡ አካው።

የጩከማ፡ ተቃራኒ፡ ምንድን፡ ነው?

የጩከማ፡ ተቃራኒ፡ ላይህን፡ ነው።

የዋሽንግቶን፡ ገንጎች፡ በመቶ፡ ሰንገት፡

በመቶ፡ ሦስት፡ ወቅም፡ አሉት፡

ወከድ፡ ቀሰጣኑ?

ቀሰጣኑ።

በመቶ፡ ሰንገት፡ ወከድ፡ ትፈልጋለህ?

የከም፡ አልፎ ከግም።

አስተማሪያችሁ፡ ክፍሉ፡ ነው፡ ወይስ፡

በጣም፡ ደግሞ፡ ነው።

ደግ?

ድርሰት

አቶ፡ ዮሐንስ፡ የመገናኛውን፡ ጉሙዳ፡ ካሰከወጡ፡ በኋላ፡ ትንሽ፡ ዘግቆታው፡ አ
ናቶ፡ ከበደ፡ ቤት፡ ደረሱ። አርሳቸው፡ አንደደረሱ፡ ክፍሉ፡ ያለ፡ ደስታ፡ ሆነ። ከዚያ፡
በኋላ፡ ወቅደሮ፡ ጥሩ ነሽ፡ አቶ፡ ከበደ፡ አቶ፡ ዮሐንስን፡ ክፍሎቹ፡ አንግደኛ፡ ጋር፡
አንደ ያስተዋወቃቸው፡ ነገራቸው። አቶ፡ ዮሐንስም፡ አጃቸው፡ በጣም፡ ቆሽሾ፡ ስከ
ነበር። ከመተዋወቃቸው፡ በፊት፡ መተጠብ፡ ፈለጉ። አቶ፡ ከበደም፡ ካቶ፡ ዮሐንስ፡
መተጠቢያ፡ ቤቱን፡ አሳቆቶ፡ ሳመናኛ፡ ደግሞ፡ አቀረብኩቸው።

አቶ፡ ዮሐንስ፡ አጃቸውን፡ ታጥቀው፡ በደግሞ፡ ንደረቁ፡ በኋላ፡ ወደ፡ አንግዳ፡ ቤት፡
ሄደው፡ ክፍሎቹ፡ አንግደኛ፡ ጋር፡ ተዋወቁ። ከዚያ፡ በኋላ፡ ምግብ፡ ቀረብኩቸው
ና፡ ተመገቡ። አንጋራው፡ ቤት፡ ውስጥ፡ ደስ፡ የሚያሰኛ፡ ጊዜ፡ ነበራቸው።

ጥያቄዎች

ስቶ፡ የሱህን፡ ስፍቶ፡ ነጠዳ፡ ቤቶ፡ ምን፡ ጊዜ፡ ደረሱ?

ከምን፡ ትንሽ፡ ዘግቆላው፡ ደረሱ?

እሳቸው፡ እንረው፡ ቦታ፡ እንደደረሱ፡ ምን፡ ሆነ?

ወደዘሮ፡ ጥሩነሽ፡ ካቶ፡ ነጠዳ፡ ምን፡ ነገረቸው?

ስቶ፡ የሱህን፡ እጃቸውን፡ ከምን፡ መታጠብ፡ ፈከ?

ስቶ፡ ነጠዳ፡ ካቶ፡ የሱህን፡ ምን፡ አቀረባቸው?

ስቶ፡ የሱህን፡ እጃቸውን፡ ታጥጠው፡ ምን፡ አደረጉ?

እጃቸውን፡ በፎጣ፡ ነገረቱ፡ በኋላ፡ ምን፡ አደረጉ?

ጠእንግዶቹ፡ ነጥቀውቹ፡ በኋላ፡ ምን፡ ሠሩ?

እንረው፡ ቤቶ፡ ውስጥ፡ እንዴት፡ ያከ፡ ጊዜ፡ እሳክፉ?

ሀያ ሰባተኛ ትምህርት

የግግር

(የሐንገር ወደ እንግዳ ክፍል ይገባል)

ይገካሉ። እርሳቸው ደግሞ አቶ ተ

እንግዳኛ

ሰማ። ቀገካሉ።

ኖር (ይኒፋ)። አቶ የሐንገር

የሐንገር

የሐንገር

እንደምን ማቻላት፤ እንደምን ደህና ገገ

በእግዚአብሔር። በእግዚአብሔር ቀ

ቻላ።

ቀመጡ፤ ወይም ቀጠሉ።

አማር ተሰማ

ክብር

እንደምን ደህና ቆይታ።

እዚህ ያሉትን ሰዎች ሁሉ ያውቅ

ክብር

ሉ። የሆነው ሆኖ አቶ አማር

አቶ የሐንገር ምን ዓይነት መጠጥ

አቶ ተሰማ ከጌዳም አሁን ስ

ከስጥፍት?

አመጡ፤ ከእነሱ ጋር ካስተዋ

የሐንገር

ውቅዎች።

ጠካ ቢሰጡኝ በጣም ፍቃድ ነው።

የሐንገር

ክብር

እሺ።

በደስታ።

ክብር

አቶ የሐንገር እርሳቸው አቶ አማር

ጥያቄ መከሰ

ጥያቄ

መከሰ

አቶ የሐንገር መጥቶ የት ገገ?

ከመጣ በኋላ ወደ እንግዳ ክፍል

ገገ።

ጥያቄ

መልስ

ከቶ፡ የሐንሰ፡ ወደ፡ እንግዳ፡ ክፍሉ፡

እንግዳቸ፡ ሁሉ፡ ፍር፡ አሉት።

ሲገባ፡ እንግዳቸ፡ ምን፡ አሉት?

ከቶ፡ የሐንሰ፡ ምን፡ አለ?

ከቶ፡ የሐንሰ፡ ደግሞ፡ በእግዚአብሔር፡ ሐር፡ አለ።

ከጎጂም፡ የመጡትን፡ ሰዎች፡ ነፋ፡

ከቶ፡ ከበደ፡ እስተዋወቃቸው።

የሐንሰ፡ ጋር፡ ማን፡ እስተዋወቃቸው?
ቸው?

ከእንግዳቸ፡ ጋር፡ ከተዋወቀ፡ በኋላ፡

እንኳን፡ በደህና፡ ገባችሁ፡ አካቸው።

ምን፡ አካቸው?

ከቶ፡ የሐንሰ፡ እንኳን፡ ደህና፡ ገባችሁ

ከጎጂም፡ የመጡትን፡ እንግዳቸ፡ ነው።

ሁ፡ ያሰው፡ እናማንን፡ ነው?

እንግዳቸ፡ እንኳን፡ ደህና፡ ቆያችሁ፡

ከቶ፡ የሐንሰን፡ ነው።

ያሉት፡ ማንን፡ ነው?

ከቶ፡ ከበደ፡ ከቶ፡ የሐንሰን፡ ምን፡

ምን፡ ዓቢኑን፡ ምግብ፡ ካምጣህህህብ
ኩ፡ ጠየቀው።

ጠየቀው?

ከቶ፡ የሐንሰ፡ ምን፡ መከሰ?

ከቶ፡ የሐንሰም፡ ጠካ፡ እፈራጋሪሁ፡
ብኩ፡ መከሰ።

ከቶ፡ የሐንሰ፡ ወደ፡ ከቶ፡ ከበደ፡ ለ

ከቶ፡ ከበደን፡ ከመጠየቅ፡ መጣ።

ት፡ ከምን፡ መጣ?

ከንድ፡ እምስት፡ ብር፡ የመሆን፡ ጠቃ

የሐም፡ ገና፡ ደምዝ፡ እስተቀበሉሁ
ም።

በደረጃ፡ ትችላህ?

ከወሾችህ፡ ክፍሉ፡ የትኛው፡ ነው?

የገጽ፡ ውሻዬ፡ ነው።

ጥያቄ

መልስ

እቤት፡ ውስጥ፡ ከመጓጎጥ፡ በቂ፡ ብርሃን፡
ክስ?

ክዎ፡ መስጠቱ፡ ሲገብሩ፡ በቂ፡ ብር
ሃን፡ ተገኛከህ?

እንዳንደ፡ ከሌት፡ ወደ፡ ሆቲል፡ ትሄዳከ
ህ?

ክዎ፡ እሄዳከሁ።

የናንተ፡ ጠቅካቤ፡ ገዢ፡ ማን፡ ናቸው?

ክት፡ ከሚ፡ ናቸው።

እናንተ፡ ሠፈር፡ ገደማ፡ ገንጭ፡ ክስ?

የከም።

ምንም፡ እንጂን፡ ወንድምህ፡ ገዳግር፡

ጊዜ፡ ስከከክኝ፡ ነው።

ከምን፡ እኛን፡ ክትጠቀሙንም?

የባከቤትህ፡ ወካዶች፡ ገለጻጎች፡ ናቸው?

ክዎ፡ በጣም፡ ሃብተምች፡ ናቸው።

ድሆችን፡ በምን፡ ዓባኝን፡ መንገድ፡ መ

ሠራ፡ በመስጠት፡ መርዳት፡ ቀቻካል።

ርዳት፡ ቀቻካል?

ከብሰህን፡ ወደ፡ መገናኛ-ሰፊ፡ ቤት፡ መ

የከም፡ እስፈፈግም።

ውሰድ፡ ትፈጠሩከህ?

ቆሻሻ፡ ከብሰህን፡ እንደገጥሞክህ፡

ክዎ፡ እፈጠራከሁ።

ትፈጠሩከህ?

ከሚ፡ ከብሰን፡ ዛሬ፡ ማጠጥ፡ ቀፈፈ

ክዎ፡ ቀፈፈጋል።

ጋል?

ክት፡ ከበደሩ፡ ክት፡ የሐንሰ፡ የት፡ ቀ

በክሚገጥ፡ ውስጥ፡ ቀተዋወቁ፡

ተዋወቁ፡ ነበር?

ነበር።

ከግብዣው፡ በኋላ፡ ክት፡ የሐንሰ፡

ተመልሱ፡ ወደ፡ ቤት፡ ሄዱ።

የት፡ ሄዱ?

ድርሰት

እቶ፡ ዮሐንስ፡ የውጭ፡ አገር፡ ሰው፡ በመሆኑ፣ እቶ፡ ክብደ፡ አገር፡ ኪያካም ደው፡ ፈከገ። እንደ፡ ቀን፡ ወደ፡ ቤቱ፡ መጥቶ፡ እንደጋበዝ፡ እቶ፡ ዮሐንስን፡ ጠየቀው። እቶ፡ ዮሐንስም፡ በእቶ፡ ክብደ፡ ሃሳብ፡ ስከተሰማማ፣ ግብዣውን፡ በደስታ፡ ተቀብኮ።

እቶ፡ ዮሐንስ፡ ወደ፡ እቶ፡ ክብደ፡ ቤት፡ እንደደረሰ፡ እንግዲቹ፡ ሁኩ፡ በደስታ፡ ተቀብኮት። ወደያው፡ ነገቶ፡ አማር፡ ነገቶ፡ ተሰማ፡ ጋር፡ ነጥቀውቀው፡ በጌካ፡ ወደ፡ ተዛጋጅኮት፡ በታ፡ ሃደ፡ ተቀመጠ።

ክዚያም፡ በጌካ፡ እቶ፡ ክብደ፡ የሚፈከገውን፡ መጠጥ፡ አቅርቦኮት፡ መጠጣቸውን፡ አየጠጡ፡ ጫዎታቸውን፡ ጀመሩ።

ጥያቄዎች

- እቶ፡ ክብደ፡ ምን፡ ፈከገ?
- እቶ፡ ክብደ፡ እቶ፡ ዮሐንስን፡ ከመጋበዝ፡ ከምን፡ ፈከገ?
- እቶ፡ ክብደ፡ እቶ፡ ዮሐንስን፡ የት፡ ጋበዘው?
- እቶ፡ ዮሐንስ፡ በምን፡ ተሰማማ?
- እቶ፡ ዮሐንስ፡ ከግብዣው፡ ወደት፡ ሃደ?
- እቶ፡ ዮሐንስን፡ እንግዲቹ፡ እንግዲቹ፡ እንደት፡ ተቀብኮት?
- እቶ፡ ዮሐንስ፡ ክማን፡ ጋር፡ ተገናኘ?
- እቶ፡ ክብደ፡ ነገቶ፡ ዮሐንስ፡ ምን፡ አቅረብኮት?
- ኢትዮጵያው፡ ወዳጅ፡ ስከህ?
- በኢትዮጵያ፡ ቤተ-ሰብ፡ ውስጥ፡ ከመጋበዝ፡ ትፈሰጋከህ?

ሀያ፡ ስምንተኛ፡ ትምህርት

ንግግር

ቀሰማ

እኛ፡ የሐንሰ፡ እርስዎ፡ እመሪገዎ፡
እንደሆኑ፡ እኛ፡ ክብድ፡ ነገራችን።
ሰላም፡ ትንሽ፡ ሰገርዎ፡ ከጠ
ቀኝ፡ እወዳለሁ።

የሐንሰ

ከማወቅ፡ የመሬትን፡ ሁኔታ፡ ልገ
ከድህረ፡ ፈቃድ፡ ነች።

ቀሰማ

የመሪገን፡ ወጣቶች፡ ሁኔታ፡ እንደ፡
እርስዎ፡ ረዳጅዎች፡ ናቸው?

የሐንሰ

የከም፡ ሁኔታ፡ እየደረሰም። ነገር፡
ግን፡ እገባኛል፡ ረዳጅዎች፡
ናቸው።

ቀሰማ

ያገሩ፡ ዓየር፡ እንዴት፡ ነው?

የሐንሰ

ገንዘብ፡ ጠቃሚ፡ ዓየር፡ መጥ፡
ነው። ገንባኛል፡ ግን፡ ጠገም፡
ኖሩ፡ ነው።

ቀሰማ

በእመሪገን፡ ትምህርት፡ ገቢች፡
ውለን፡ ሰንት፡ ተማሪዎች፡
ይገኛሉ?

የሐንሰ

በውነት፡ ሰንት፡ እንደሆኑ፡ እኛ
ቅም። ደግሞ፡ ግን፡ ጠብሎ፡ መሪ
ን፡ የሚቆጠሩ፡ ተማሪዎች፡ እንደ
ሉ፡ እምናለሁ።

ቀሰማ

ሽማግሌ፡ ገቢዎን፡ ኖር፡ ወደመሪገ፡
መሄድና፡ መማር፡ ጠቃሚሁ፡
ነበር?

የሐንሰ

ወንድ፡ ወቅም፡ ስት፡ ልጆች፡ እንደ
ሉዎ፡ ወደ፡ እመሪገ፡ መካከ፡
ይችላሉ።

ቀሰማ

ልጆች፡ የሁሉም፤ ነገር፡ ግን፡ ትምህ
ርት፡ መማር፡ ጠገም፡ ጠቃሚ፡
መሆኑን፡ እስተውላለሁ።

ገብተህ፡ ስህ፡ ክርኻህ፡ ስህ፡ መድኃኒት፡

ቀሰማ

ደግሞ፡ ስህ፡ መሐንዲስነት፡ የሚ

በጣም፡ ጥሩ፡ ክሳህ፡ ነው። ነገሱ፡ ት

ያጠኑ፡ ሰዎች፡ በጣም፡ ይጠቀ

ንሽ፡ ርቦኛል።

ማሉ።

የሐንሰ

ጥሩ ነሽ

እኔም፡ ክርቦኛል፡ ጠምቶ ኛልም።

የሚበካ፡ ነገር፡ ተዘጋጅቷልና፡ ወደ፡

ምግብ፡ ለቶ፡ እንሂድ።

ጥያቄና፡ መልስ

ጥያቄ

መልስ

ወደ፡ ነገሩም፡ ከመሂድ፡ ፈቃድኛ፡

ጌሴን፡ ክሞኛል፡ እንደ፡ ከመሂድሰ፡

ነህ?

ፈቃድኛ፡ ነበርሁ።

ረዳጅም፡ ወንድሞች፡ ክሉዎችሁ?

ሁሉም፡ ረዳጅሞች፡ ክቆይሉም።

ርቦህ፡ ክንደሆን፡ ሂደን፡ ምሳችንን፡

መሌላ፡ ርቦኛል፤ ግን፡ ክሁን፡ ሥራ፡

ክንጠካ?

ክከጠኛ።

መሐንዲስ፡ መሆን፡ ትወዳለህ?

አዎን፡ በጣም፡ እወዳለሁ።

ውሃ፡ ለጠማን፡ ምን፡ ክናድርጋለን?

ወደ፡ ሆተሉ፡ ለት፡ እንሂድሉን።

የርሻ፡ ትምህርት፡ በጣም፡ ጠቃሚ፡

አዎን፡ በጣም፡ ጠቃሚ፡ ነው።

ይመለከታችኋል?

ነገሩ፡ ከምን፡ ገገዛ፡ ሂደ?

ስህ፡ ጌላው፡ ራቶን፡ ኪጠካ፡ ሂደ።

ጌሳችሁን፡ ክሚችኋል?

የሌም፡ ክካመመንም።

እግርህን፡ ለያምህ፡ ምን፡ ተደርጋለህ?

እዲስ፡ መኪና፡ እገዛለሁ።

ጥያቄ

መልስ

ሽማግሌ፡ ክገቡ፡ ክኩሽ?

ክዎን፡ ክገቡ፡ ሽማግሌ፡ ርቓው።

ክገሩ፡ ውስጥ፡ ብዙ፡ ወጣቶች፡ ክኩ?

የከም፡ ወጣቶች፡ ብዙ፡ ክቀገጉግዎ።

ቶሶማ፡ ምን፡ ክከላ?

ጠምቶኛህ፡ ክከኛ።

ጊዳጅ ም፡ ልጅኛ፡ ከምን፡ ወዳዚህ

ሲኒማ፡ ከማሞት፡ መጡ።

መጡ?

ወጣት፡ መሆን፡ ትወዳከላ?

ክንዳከኩ፡ ሁኩ፡ ወጣት፡ መሆን፡

ክወዳከሁ።

ገንዘብ፡ ማግኘት፡ ከምን፡ ትፈልጋከላ?

ክንድ፡ ከሮሻ፡ የሚሆን፡ መሬት፡ ከመ

ግዛት፡ ክስብክከሁ።

የሰማኸውን፡ ነገር፡ ልታምናው፡

ከማመን፡ ክሰቸገረኛ።

ቻላላ?

ኪትዮሎ፡ ከማሞት፡ ፈቃድኛ፡

ክዎን፡ ጠግሞ፡ ፈቃድኛ፡ ነኝ።

ነህ?

ክሮሻቸውን፡ ሲያስገቡ፡ ጥሩ፡ ቀ

ክዎን፡ ጠግሞ፡ ጥሩ፡ ነው።

መስጠጥ?

ልጅሽ፡ ምን፡ ቀማሌህ?

መሐንዲስነት፡ ቀማሌህ።

ኪትዮሎ፡ ውስጥ፡ ብዙ፡ መሐንዲ

ጥቂቶች፡ ጠየቀው፡ ቀገኛኩ።

ሶች፡ ክኩ?

የሐንሰ፡ ከምን፡ ቀኛ?

ታምሜ ክከሁ፡ ብኩ፡ ቀኛ።

ብዙ፡ ብርጭቆ፡ ጠካ፡ ከምን፡ ጠጣ?

ወሃ፡ ስከጠማው፡ ነው።

ኗርሰት

ግብዣ፡ በኢትዮጵያ፡ ውስጥ፡ የተከመደ፡ ነገር፡ ነው። በዓሉ፡ በሚሆን
በት፡ ጊዜ፡ ሁኔታ፡ ግብዣ፡ በየቦታ፡ ወይም፡ በየሰፈሩ፡ ይደረጋል። የግብዣ
ውም፡ ዓቀፍ፡ ገንዘብ፡ ነገር፡ የተከለሰ፡ ሲሆንም፡ በጠቅላላው፡ የተመሳ
ሰከ፡ ነው።

ከብዛኛውን፡ ጊዜ፡ በኢትዮጵያ፡ ውስጥ፡ ግብዣ፡ ትኩረት፡ ዝግጅት፡ ቀ
ጠቀላል። ምክንያቱም፡ ጋገዦች፡ እንግዲቻቸውን፡ ከማስደሰት፡ ብዙ፡ ዓቀፍ፡
ምግብና፡ መጠጥ፡ ስኬት ያደርጋል። ነው።

የግብዣው፡ ጥሬ፡ ከተጋገዦች፡ ቀደም፡ ብዙ፡ ይካከላቸዋል። ጥሬው፡ የ
ደረሰቸው፡ ሰዎችም፡ ሌሎች፡ በጥሬው፡ መሠረት፡ በተጠየቁበት፡ በታላቅ፡ ሰዎች፡
መገኘት፡ ይገባቸዋል።

ግብዣው፡ ከመጀመሩ፡ በፊት፡ እንግዲቻ፡ መምጣት፡ ሲጀምሩ፡ ገንቦቶች፡
ወጥተው፡ እንግዲቻቸውን፡ ይቀበላሉ።

የተከመደውን፡ ሰነድ፡ ከተሰጠ፡ በኋላ፡ ወደ፡ ማረፊያ፡ ቤት፡ እንዲ
ሄዱ፡ ይጠየቃሉ። በተወሰነው፡ ሰዎች፡ ግብዣው፡ ሲጀመር፡ እንግዲቻ፡ ገን
ደፍ፡ ምግብና፡ መጠጥ፡ መጋገ፡ ይጀምራሉ።

ብዙ፡ ጊዜ፡ ከግብዣው፡ የተዘጋጀው፡ ምግብና፡ መጠጥ፡ ሌሎች፡ ጥሬ
ነት፡ ከመሆኑ፡ የተነሳ፡ የግብዣው፡ ጊዜ፡ ሊጀምሩ፡ ነው።

ምግብ፡ እንዲተከሉም፡ ጥቂት፡ ንግግር፡ ከተደረገ፡ በኋላ፡ ጭፈሬ፡ ወይ
ም፡ ዳንብ፡ ይጀመራል። በዚህ፡ ሰዎች፡ መጋገፍና፡ ወይም ገንቦቶች፡ ከየሥፍራ
ቸው፡ እየተነሱ፡ ይደገፋሉ። ከገንዘብ፡ ጊዜም፡ ተጋገዦች፡ በመነጋገርና፡ እ
ሳብ፡ በመከፋፈል፡ ብቻ፡ ሳይደገቡ፡ ይመከሳሉ። ዳንብ፡ ከተከመደ፡ በኋላ፡
እንግዲቻ፡ ምሥጋናቸውን፡ እየቀረቡና፡ ገንቦቶችን፡ እየተሰናበቱ፡ ወደ
የቤታቸው፡ ይሄዳሉ።

ጥያቄዎች

- ግብዣ፡ በኢትዮጵያ፡ ውስጥ፡ ምን፡ ቀጠቆቻት?
- በኢትዮጵያ፡ ውስጥ፡ ስለሚደረገው፡ ግብዣ፡ ተናገር።
- እንዴት፡ ስንገደቻቸውን፡ እንደች፡ ይቀጠላሉ?
- ተገባሮቹ፡ ግብዣው፡ ከመጀመሩ፡ በፊት፡ ሆኑ፡ ይቀጠሉ?
- ግብዣው፡ ከተጀመረሰ፡ በኋላ፡ ምን፡ ይደርጋሉ?
- ተገባሮች፡ በሰዓቱ፡ እንደግብዣው፡ ጠቃ፡ ይመጣሉ?
- ዳንስ፡ ከመጀመሩ፡ በፊት፡ የሚደረገውን፡ አሰራር።
- በዳንሱ፡ ውስጥ፡ እንገደቻቸውን፡ ምን፡ እንደሚያደርጉ፡
- በጠቅላላው፡ ግክፍ።
- ዳንስ፡ መደብስ፡ ይውቃሉ?
- ከዚህ፡ በፊት፡ ኢትዮጵያው፡ ሌት፡ ተገባዛው፡ ነበር?

ሀያ፡ ዘጠነኛ፡ ትምህርት

3990

አማ

ወይዘሮ፡ ጥፋኅሽ፤ ነገርሽ፡ መቼ፡
መጣሽ?

ጥፋኅሽ

እንድ፡ ሳምንት፡ ያህሉ፡ ሆኖኛሁ።
ከንቀሱ?

አማ

እኔ፡ ሊጅም፡ ጊዜ፡ ሆኖኛሁ። አመሆ
ኔ፡ የፊት፡ ወካጅች፡ ታውቋለሁ?
አሻ?

ጥፋኅሽ

እንዴታ፡ አምን፡ ከካውቃቸውም።
እንዴያውም፡ ያንቀፍ፡ የፊ፡ ወካጅ
ች፡ በጣም፡ የቀቀሎሊሉ፡ ወዳጅች፡
መሆናቸውን፡ ሊሳህ?

አማ

ዘንገቸው፡ ነው። አመሆኔ፡ ነጥሙ
ው፡ እየተሻሻሉ፡ ሃድሽሁ?

ጥፋኅሽ

ከዎ፡ በጣም፡ እንዴ። የምታውቃ

ቸው፡ ክሮጊ፡ ለቶች፡ ሁሉ፡ ፈርሶ

ው፡ ከዳዲሱ፡ ለቶች፡ ተሠርተዋል።

አማ

በትምህርት፡ ለቶችን፡ አጠገብ፡ የነ

በረው፡ ቆገሻ፡ ለፈር፡ ፈርሶአሉ?

ጥፋኅሽ

ከዎ፡ እሱ፡ ፈርሶ፡ አቀማሌዎች፡

መጣወቻ፡ ማዳ፡ ሆኖአሉ።

አማ

የነጥሙ፡ መንገዶች፡ ከሁን፡ ንድ

ሕ፡ ሆነዋል?

ጥፋኅሽ

ከዎ፡ ጩካማ፡ የነበሩት፡ መንገድ

ች፡ በከተሌቱ፡ ገርሃን፡ ከጊጠዎ

ሉ።

ጥያቄና፡ መከሰ

ጥያቄ	መከሰ
እዚህ፡ እንደተፈ፡ ማን፡ ነገረህ?	ወንድሜ፡ ነገረኝ።
ከገበዳ፡ እንደ፡ ሳጥን፡ እንቁሳኮ፡	የከም፣ እካው ቅም።
እንደሰጠሁት፡ ታውቃለህ?	
ጠመፊ፡ የት፡ እንዳኮ፡ ታውቃለህ?	አዎ፣ አውቃለሁ።
አገትና፡ እናትዎ፡ ካከፎ፡ ጋር፡ እንደሚ	አዎ፣ ነገርሁዎት።
ዳፋ፡ ነገርህት?	
ፎጣውን፡ መቼ፡ እንደያጥጠው፡ ትፈ	አሁን፡ እንደያጥጠው፡ አፈክጋለሁ።
ክጋለህ?	
ክብሉ፡ በጣም፡ ያደህ፡ እንደሆን፡	አዎ፣ በጣም፡ ያደህ፡ ይሁን።
ትፈክጋለህ?	
እዚህ፡ ለት፡ ውስጥ፡ ደህ፡ ሰው፡ እንዳ	አት፡ ክብደ፡ ነው።
ከ፡ ማወቅ፡ የሚፈክግ፡ ማን፡ ነው፡	
ሳይነግርህ፡ በድንገት፡ እንደመጣ፡	የከም፣ እክፈክግም።
ትፈክጋለህ?	
መኪናህን፡ እንደነዳው፡ ትፈቅድከታ	አዎ፣ እፈቅድከታለሁ።
ለህ?	
እኛን፡ በፎጣ፡ እንደያደርቅ፡ ነገርኸ	አዎ፣ ነገርሁት።
ው?	
አገትዎ፡ ሰፊ፡ እርሻ፡ እንዳኮው፡ ክገ	ወንድሜ፡ ነገረኝ።
ት፡ ሰማችሁ?	
ወፍሬም፡ እንደሚሆን፡ ታውቅ፡	አዎ፣ አውቅ፡ ነገር።
ነገር?	

ጥያቄ

መልስ

እንደሚመጣ፡ ነግሮሃል?

አዎ፣ ነግሮኝ፣ ነጠራ።

ወዳገ፡ ሲመከስ፡ እዚህ፡ እንደሚያ

አዎ፣ ነገራች።

ርፍ፡ ነገራህ?

ቁራኑ፡ እንደያመጣው፡ ነገርኸው?

የኮም፣ ክኮነገርሁትኛም።

ምግብ፡ የት፡ እንደጠካ፡ ትፈጠራህ?

እዚህ፡ እንደጠካ፡ እፈጠራሁ።

አገት፡ እናትህ፡ እንደሚመጡ፡ ት

አዎ፣ እነግራለሁ።

ነግራለሁ?

ሲኒው፡ እጠራጁህ፡ ካቀ፡ እንደያሰ

አዎ፣ ነገርሁት።

ቀምጠው፡ ነገርኸው?

ፊቱ፡ ጠላሙ፡ እንደታጠጠ፡ ልት

አዎ፣ ንገራው።

ገራው?

በድንገት፡ እንደመጣ፡ ታውቃለህ?

አዎ፣ እንደመጣ፡ ክውቃለሁ።

ብርሃን፡ ሲሆን፡ ወደ፡ ሌትህ፡ ትሄዳለህ?

አዎ፣ እሄድ፡ ይሆናል።

ህ?

ሽግግራው፡ አቤት፡ እንደገገ፡ ለፍ፡

አዎ፣ ሰጠሁት።

ሰጠኸው?

ሰውዬው፡ እንደገገ፡ መደኅሰ፡ ጀመረ?

የኮም፣ ክኮጀመረም።

ጥሩሽ፡ እዚህ፡ እንደሆኑ፡ ጠየቁኝ

አዎ፣ ጠየቁኛት።

ኋት?

እኮማዝ፡ ክዲሰ፡ አጠገ፡ ውስጥ፡

አዎ፣ ነገርኅው።

እንደያችኋት፡ ካገትኛል፡ ነገራች

ሁት?

ጥያቄ

መልስ

ተማሪዎች፡ እንዴ መጡ ትመጣክህ?

እኛ፡ እመጣክሁ።

ገንዘብ፡ እንደ ገኛችሁ፡ የት፡ መሄድ፡

ወደ፡ ነገሩ፡ መሄድ፡ እንፈልጋለን።

ትፈልጋለህ?

ነገሁን፡ ክብግ፡ መቼ፡ ተመክሳለህ?

ከሚያ፡ እንደ የሁት፡ ተመክሳለሁ።

ለዎቻችሁ፡ መቼ፡ እያቻሏቸው?

ሚያረቢያ፡ ለት፡ ውስጥ፡ እንደ ገቡ፡

እየሞቱ።

ሠራችሁት፡ እንደ ፈጸማችሁ፡ ጉሩ፡

እኛ፡ አንጠጣክን።

ትጠጣክህ?

ተማሪዎች፡ ጉሩ፡ እንደ ቆመ፡ ጠጡ?

እኛ፡ እንደ ቆመ፡ ጠጡ።

ከጆቹ፡ ነገራቸው፡ እንደ ተሰሩበቱ፡

ወደ፡ እና ተቸው፡ ሄዱ።

የት፡ ሄዱ?

እርጋው፡ መገናኛ፡ እገራኝ፡ ውስጥ፡

እኛ፡ ገዙ።

እንዲሁ፡ እዲሁ፡ መገናኛ፡ ገዙ?

ገንዘብ፡ የገንገሪዎች፡ ምንገንገሪያት፡

ስካቴሌሌሌ፡ ነው።

ምንገንገሪያት፡ ነው?

የከሚያ፡ ወካጆች፡ የምትጠቀሙበት፡

ጠቀሙት፡ ስካቴሌሌሌ፡ ነው።

ምንገንገሪያት፡ ከምንገንገሪያት፡ ነው?

ወንድምህ፡ ወደ፡ አሜሪካ፡ የሄደህበት፡

ምንገንገሪያት፡ ትምህርት፡ ስካቴሌሌሌ፡

ምንገንገሪያት፡ ከምንገንገሪያት፡ ነው?

ነው።

ትናንት፡ ማታ፡ ጊዮን፡ ሆኑት፡ ከምን፡

መደናኛ፡ ስካቴሌሌሌ፡ ነው።

ሄዱት?

እስቲ ማሪው፡ ትናንት፡ ከምን፡ ክህ

ምንገንገሪያት፡ ስካቴሌሌሌ፡ ነው።

መጣህ?

ጥያቄ

መልስ

እዚህ፡ ቤት፡ የመጣችሁበት፡ ምክንያት

ምክንያቱ፡ ከገባችሁ፡ አመጣችሁ፡ ስለፈለግ

ያችሁ፡ ምንጭት፡ ነው?

ገ፡ ነው።

አምን፡ እቤት፡ ከገባችሁ?

ጨካኝ፡ ስለሆነ፡ ነው።

አምን፡ ገንዘብ፡ አምን፡ ከገባችሁ፡ ክፍት

ምክንያቱ፡ ስለተከፈለ፡ ነው።

መጡም?

መገናኛት፡ አምን፡ ቀዳጅ፡ ቀዳም፡ ቀጠላ

ቀዳጅ፡ ቀዳም፡ ስለተከፈለ፡ ነው።

ት?

ከሰላሳውት፡ አምን፡ ትፈጠሩት

ምክንያቱ፡ መሰናበት፡ ስለፈለግ

ሁ?

ነው።

ከሚገኝበት፡ ከሚገኝ፡ አምን፡ ቀ

ምክንያቱ፡ በጣም፡ ጠቀሚ፡ ስለሆነ

ማጠቃለያ?

ገ፡ ነው።

እሁን፡ ወደ፡ ሆተር፡ መሄድ፡ አምን፡

ምሳ፡ አመጣችሁ፡ ስለፈለግ

ትፈጠሩት?

እሁን፡ ወደ፡ ቤተሰብ፡ መሄድ፡ የፈለግ

ምክንያቱ፡ ሥራችንን፡ ስለፈጸምን

ገባችሁ፡ አምን፡ ነው?

ነው።

ገዢ፡ ተጠቃሚዎች፡ አምን፡ ስለ፡ እርሻ

በጣም፡ ጠቀሚ፡ ስለሆነ፡ ነው።

ና፡ ስለ፡ መሰናበት፡ ተጠቃሚዎች?

እነዚህ፡ ሰዎች፡ አምን፡ እዚህ፡ መጡ?

ስለተገኙት፡ ተጠቃሚዎች።

ድርሰት

ክቶ፡ ከመኖ፡ ወይዘሮ፡ ጥፋኅሽ፡ በተከያደ፡ በሁከት፡ ዓመታቸው፡ ዋሽንግ
 ቶን፡ ውስጥ፡ ስከተገናኙ፡ በጣም፡ ደስ፡ ክካቸው። ክቶ፡ ከመኖም፡ ወካጅቹን፡ በጣ
 ም፡ ስከሚወዳቸውና፡ ስከጠንገታቸው፡ ማወቅ፡ ስከፈከገ፡ ወዲያውኑ፡ ስከነ
 ሱ፡ ጠየቀች። ክሷም፡ ከመነሳትዋ፡ በሬት፡ ክንደጠየቀችቸውና፡ ደብዳቤም፡
 ክንደመጣችከት፡ ነገራቸው። ክቶ፡ ከመ፡ በጣም፡ ደስ፡ ክከውና፡ ስከኮካ፡ ነገር፡
 መጠየቅ፡ ጅመረ። ክጥያቄዎች፡ ክንደ፡ ስከገፋና፡ ሕዝቡ፡ ኑሮ፡ መገኛላት፡
 ነበር። ወይዘሮ፡ ጥፋኅሽም፡ በጣም፡ ክንደተሻሻከ፡ ስትነግረው፡ በጣም፡
 ክፍ፡ ያከ፡ ደስታ፡ ተሰማው። ክቶ፡ ከመኖም፡ ክንደን፡ ክገር፡ ከመገኛላት፡ ክገ
 ድ፡ ሽክም፡ መሆኑን፡ ስከሚያውቅ፡ ሃካፊነቷን፡ የወሰዱትን፡ ሰዎች፡ በጣም፡
 ክመሰገናቸው። ወይዘሮ፡ ጥፋኅሽም፡ በምሥጋናው፡ ተሰማማች።

ክዚያ፡ በኋካ፡ ሁከቱም፡ ወዳገጫቸው፡ ተመከሰው፡ ሕዝባቸውን፡ ከመገኛ
 ገኛ፡ ግዴታቸው፡ መሆኑን፡ ተነጋገሩና፡ ከመታ፡ ሂከቱን፡ ሆቱክ፡ ድረስ፡ ቀቀ
 ጣገረው፡ ተከያደ።

ጥያቄዎች

- ክቶ፡ ከመኖ፡ ወይዘሮ፡ ጥፋኅሽ፡ ክጥቶ፡ ክገር፡ ናቸው?
- ክቶ፡ ከመኖ፡ ወደ፡ ክሚገገ፡ መቼ፡ መጣ?
- ወይዘሮ፡ ጥፋኅሽ፡ መቼ፡ መጣች?
- ወይዘሮ፡ ጥፋኅሽ፡ የት፡ ክረገገች?
- ሁከቱ፡ ሰዎች፡ ስከምን፡ ተጠቅመው?

ከቶ፡ ከሚ፡ በመጀመሪያ፡ ስለምን፡ ጠየቃች?

ጥፋኝ፡ ካቶ፡ ከሚ፡ ምን፡ አመጣችሁ?

ሁከቶ፡ ጊዜ፡ ምን፡ ጠየቃች?

አሻሻ፡ ምን፡ መጠን፡ ስጠኛው?

ስላሳ፡ ስለሆነ፡ መሻሻል፡ ምን፡ ነገራችሁ?

ወደ፡ አገራችሁ፡ ተመልሰው፡ ምን፡ መሠራት፡ ይፈልጋሉ?

ከቶ፡ ከሚ፡ ጥፋኝ፡ አመጣችሁ፡ ቀጠሮ፡ የት፡ ከደረጃ?

ከቶ፡ ከሚ፡ ወይዘሮ፡ ጥፋኝ፡ ከጠየቃች፡ ጥያቄዎች፡ አንዱ

ምን፡ ነበር?

አጥፋችሁ፡ ምን፡ መጠን፡ ስጠኛው?

ሠካሳኛ፡ ትምህርት

ጓግግር

ጂን

ክግክህ፡ ወንድም፣ ሶዚህ፡ ጠቃ፡ ስም፡

ማን፡ ያገኘህ?

ገበዳ

ክዋሽ፡ ያገኘህ።

ጂን

በገጠማው፡ ውስጥ፡ ገዛ፡ ስዎች፡

ይኖሩበታሉ?

ገበዳ

ክዎ፡ ሶሳው፡ ቁጥር፡ በርክት፡ ያካ፡

ገደ።

ጂን

ክግክህ፡ የመኪናችን፡ ገመ፡ ላንግሊ፡

ካርድ፣ ሶት፡ ማስተካከያ፡ ክንፍ

ካሉን?

ገበዳ

ክዚህ፡ ትንሽ፡ ሌቅ፡ ገዛ፡ ክንድ፡

ትኩረት፡ ጋራ፡ ክከ።

ዲግሞ፡ ክንድ፡ የመኪና፡ ገመ፡

የሚገኙ፡ ትንሽ፡ ነገሮችን፡

የሚያድስ፡ ክዚህ፡ ሌት፡ ጋር፡

ክከ።

ማሪ

መጀመሪያ፡ የምናርፍጠን፡ ጠቃ፡

ማግኘት፡ ደህና፡ ክቆመሰላለሁ

ም፡ ጂን?

ጂን

ክዎ፡ ክውነትሽን፡ ገደ። ክት፡

ገበዳ፡ ደህና፡ ምግግር፡ መቻቻ፡

ሌት፡ ሶሳው፡ ሆተሌ፡ ሶት፡ ያገኛ

ሉ?

ገበዳ

ክገጠማው፡ መግኘት፡ ወይስ፡ ክዚህ፡

ሰፊ፡ ፋሬካ፡ ነ?

ጂን

ሲቸኑ፡ ክዚህ፡ ሰፊ፡ ሲሆን፡ ክቆ

ክፋም።

ጥያቄና መልስ

ጥያቄ	መልስ
ስቦታ፡ ጊሮ፡ ጥሩ፡ መጣወቻ፡ ማዳ፡ ክካችሁ?	ክዎ፣ ከተማሪዎች፡ የተሠራ፡ ክካ።
ክሮጊዎች፡ ቤቶች፡ መፍረስ፡ ክከገቸ ው?	ክዎ፣ መፍረስ፡ ክከገቸው።
ቤትህና፡ ትምህርት፡ ቤትህ፡ ቆቆራረገ ኩ?	ክዎ፣ በጣም፡ ቆቆራረገኩ።
ጠጓጎትህ፡ ክትናገሩ፡ ሃሬ፡ ክንድጉ፡ ነው?	ሃሬ፡ በጣም፡ ደህና፡ ነኝ።
ክዚህ፡ ወደ፡ ክገርዎ፡ መቼ፡ መነሳት፡ ይፈከገኩ?	ክክንድ፡ ጎምጎት፡ በጊካ፡ ክነሳከሁ።
ክውጭ፡ ጉዳይ፡ ሚኒስትሩ፡ ጋሮ፡ መ ቀጣጠሮ፡ ይፈከገኩ?	ክዎ፣ ክፈከገከሁ።
ከጅህና፡ ክጓላ፡ ትመሰሰሳካችሁ? የትምህርት፡ ቤቱን፡ ሃካሬነት፡ ወሰ ድህ?	በጣም፡ ክንመሰሰሳኩም። ክዎ፣ ወሰድሁ።
ወደ፡ ጌውዮርክ፡ መቼ፡ መነሳት፡ ት ፈከገካችሁ?	ሃሬ፡ ክሰዓት፡ በጊካ፡ ክንነሳከን።
መቼ፡ ትመሰሰሳካችሁ?	በማግስቱ፡ ክንመሰሰሳኩን።
ክዚህ፡ ገደማ፡ ሆተሪ፡ ክኩ?	ክዎ፣ ሁከት፡ ጥሩ፡ ሆተሮች፡ ክኩ?
ከሙ፡ ከምን፡ የመንግሥቱን፡ ሕግ፡ ይጥሳኩ?	በውነቱ፡ ክከውቅም።

ጥያቄ

እገራ፡ ገዢው፡ በጣም፡ ሃላፊዎ፡
 ነው?
 ግጥሙ፡ ገናቱ፡ ጋር፡ መተዋወቅ፡
 ያስፈልግሃል?
 እጩከማ፡ ቤት፡ ውስጥ፡ ከምን፡ ተቀ
 መጥህ?
 ጌሳ፡ ሆተሪ፡ ገደማ፡ ኮህ፡ ሆተሪ፡ ታ
 ውቃክህ?
 ትናንትና፡ እግግግግው፡ ቦታ፡ ሄዳችሁ፡
 ነበር?
 ከከማ፡ ጌን፡ የቆመው፡ ማን፡ ነው?
 ዛሬ፡ ከምሳ፡ የጋብዘህን፡ ሰው፡ ታው
 ቃክህ?
 እዚህ፡ ከገር፡ የመጣህ፡ በድንገት፡ ነ
 ው?
 ከትምህርት፡ መደብት፡ ጋር፡ ተዋወቃ
 ቻሁ?
 የፆታ፡ መገና፡ መንገድ፡ ትፈልጋለህ?
 ቤቱን፡ ጓደኛው፡ ያደረገው፡ ማን፡ ነው?
 ወደ፡ ረውዮርክ፡ በመሄድህ፡ ደስ፡
 ከክህ?
 ቀደም፡ ላሉ፡ የመጣው፡ የሚገኝ፡ ሹም፡
 ነው?

መልስ

አዎ፡ በጣም፡ ሃላፊዎ፡ ነው።
 አዎ፡ ያስፈልገኛል።
 ብርሃን፡ ከከጌሪ፡ ነው።
 የከም፡ እካውቆም።
 አዎ፡ ሄደን፡ ነበር።
 ወንድሙ፡ ነው።
 የከም፡ እካውቆም።
 የከም፡ በድንገት፡ እያደከም።
 አዎ፡ ተዋወቅን።
 የከም፡ እፈልገውም።
 የፊ፡ ግሀቤት፡ ነች።
 አዎ፡ በጣም፡ ደስ፡ ከክኝ።
 የሠራተኞች፡ ሹም፡ ነው።

ጥያቄ

መልስ

ቁጭ፡ ላካ፡ ጋዜጣ፡ የምታናገው፡ ሴት፡
መፃ፡ ናት?

ክስተማሪያችን፡ ናት።

ከመድሐፍ፡ ቤት፡ ፈጠን፡ ላካችሁ፡
ወጥታችሁ፡ ምን፡ ሠራችሁ?

ካስተማሪያችን፡ የምስጋና፡ ደብዳቤ፡
ዳፍን።

ከሙ፡ ጠጋ፡ ላኩ፡ ምን፡ ነገረዎ?
መሐንዲሶች፡ ከሐኪሞች፡
ጠቅ፡ ላኩ፡ ተቀመጡ?

ጠቅ፡ ላኩ፡ ነገረኝ።
የኮም፡ ክፍላ፡ ተቀመጡ።

ሠራተኞች፡ ገርገት፡ ላኩ፡ ለመ
ጡ፡ ሥራውን፡ ዛሬ፡ የምትጨር
ሱት፡ ይመስላችኋል?

ምናልባት፡ አንጨርሳለሁ፡ ይሆናል።

ክደስ፡ ቤት፡ ለመሥራቱ፡ ደስ፡ ክኮ
ው?

ክዎ፡ ገጣም፡ ደስ፡ ክኮው።

ፈጠን፡ ላካ፡ ሄደ፡ ምን፡ ቀዝ፡ መጣ
ች?

ምንም፡ ቀዝ፡ ክጠመጣችሁ።

አንግዶች፡ ገለገሉ፡ ሰዓት፡ መጡ?
ቁጭ፡ ላኩ፡ ተናገርኸ?

ክሰዓቱ፡ ቀደም፡ ላኩ፡ መጡ።
ክዎ፡ ቁጭ፡ ላይ፡ ተናገርሁ።

ካገትና፡ ከገቱ፡ ጋር፡ ይሆናል?
ጋር፡ ይሆናል።

የኮም፡ ገንዘብ፡ ጠቅ፡ ላኩ፡ ላቸው
ን፡ ይሆናል።

ቀደም፡ ላኩ፡ ከገደን፡ ሸክም፡ ወሰ
ደ?

የኮም፡ ክጠመገደሁ።

ቀደም፡ ላካ፡ ከሙን፡ ጋር፡ ተቀጣጠ
ረች?

ከወንድሙ፡ ጋር፡ ተቀጣጠረች።

ጥያቄ

መልስ

ቁጭ፡ ላኩ፡ ምን፡ ከዮ?

ምንም፡ ከካዮም።

ገንዘብን፡ ከሌሎች፡ ሲሰጠው፡ ፖላ

መከሰ፡ ላካ፡ ከቆታው፡ ሄደች።

ነሽ፡ ምን፡ ከኮች?

ነገ፡ ከመጣከሁ፡ ላኩ፡ ሄደ።

ቁጭ፡ ላኩ፡ ገደህ፡ ለሷካ፡ ምን፡

ከኮህ?

ወደ፡ ሲረዱ፡ ሌቶ፡ ከጎሄዳኮን።

ቀዳም፡ ላካችሁ፡ ሄደችሁ፡ ምን፡

ቸወራካችሁ?

ያገተ፡ ልጅ፡ ናች።

ደስ፡ ላኩኛል፡ ላኩ፡ የገረህ፡ ለ

ው፡ ማን፡ ነው?

ከዎ፡ ከውቀዎኮሁ።

ሬቅ፡ ላኩ፡ የተቀመጠውን፡ ሰው፡

ታውቀዎኮህ?

ከዎ፡ ከሰማኮሁ።

ጠጋ፡ ላኩው፡ ሲገግሩህ፡ ትሰማኮህ?

ከማ፡ ነው።

የሰርቱንን፡ ጭማቂውን፡ ሬቅ፡ ከድ

ርጐ፡ ያስቀመጠው፡ ማን፡ ነው?

ከማርኛ፡ መደሐፍ፡ ያገኛል።

ከኮጋው፡ ካቆ፡ ቁጭ፡ ላኩ፡ ምን፡ ያደ

ርጋል?

ከዎ፡ ቀረብ፡ ላይ፡ ነገርሁዎች።

ከጎረቤት፡ ቀረብ፡ ላኮህ፡ ነገርህ?

ከቶ፡ ከማ፡ ነው።

ቆህን፡ ዐረፍተ፡ ነገር፡ ዳፍ፡ ከድርጐ፡

የሰማችሁ፡ ማን፡ ነው?

ካገኛሁ፡ ደስ፡ ቆከኛል።

ትንሽ፡ ከረቀ፡ ጠጣ፡ ማድረግ፡ ትፈልግ

ጋኮህ?

ከዎ፡ ቀዳም፡ ላካ፡ መጣች።

ከሮጊቷ፡ ለትሉ፡ ቀዳም፡ ላካ፡ መጣ

ች?

ጥያቄ

መልስ

ያቶ፡ ከላይ፡ ልጅ፡ ገገ፡ ገላ፡ ምን፡
ነገራቸዮ?

እናጎሞን፡ ከላይ፡ መሃድሞን፡
ነገራችን።

እዲሱን፡ ከላይ፡ ከላይ፡ እድርጎ፡
የት፡ ከላይ፡ ይፈጠራ?

ወደ፡ ሥራው፡ ከላይ፡ ይፈጠራ።

እዲን፡ ተጠጥ፡ እድርጎ፡ ምን፡ ከላይ፡
ሌ፡ ነው?

ምንውን፡ ከላይ፡ ነው።

ወደ፡ የደብዳቤቱ፡ መቼ፡ መሃድ፡
ትፈጠራ?

ሉናዩን፡ ጠጣ፡ እድርጎ፡ እሳዳሁ።

ድርሰት

እቶ፡ የሐንገላ፡ ወረዳ፡ ማሪ፡ ኢትዮጵያን፡ በመገናኛው፡ እየዘፋ፡
ከላይ፡ ተከላከለ። ወረዳ፡ ማሪ፡ ከገዛው፡ የሚያስፈጠራቸውን፡
ነገር፡ ሁሉ፡ እስታዲያ፡ ማዘጋጀት፡ ጀመረች። እቶ፡ የሐንገላው፡ በገጥሙ፡
ሥራውን፡ ጨርሶ፡ ከገዛው፡ ተዘጋጀ።

ዝግጁ፡ ነገሩን፡ በጎረቤት፡ ሰባቸውን፡ በመገናኛው፡ ጭነው፡ ወደ፡
እዋሽ፡ ገዛውን፡ ጀመሩ። እዋሽ፡ ነገሩን፡ እንደሚሰሩ፡ የመገናኛ
ው፡ ጎረቤት፡ በደንበኞች፡ ተገቢነት፡ የተገኘውን፡ ጎረቤት፡ ከላይ፡ ወደ፡
እንደ፡ ትንሹ፡ ጋራዥ፡ ከመሃድ፡ ፈጠረ።

በመገናኛው፡ ካሉ፡ እቶ፡ ከላይ፡ ከላይ፡ ጋራዥ፡ የሚገኝበትን፡ በ
ታ፡ ጠየቁት። እቶ፡ ከላይ፡ በቀንታ፡ ወደ፡ ጋራዥ፡ ስለመጠጠው፡ መገናኛ
ቸውን፡ ወስደው፡ ጎረቤት፡ እስኪፈጠሩ።

ጥያቄዎች

ከቶ: ሉሐንስና: ወይዘሮ: ማሪ: ምን: ከማየቶ: ተሰማሙ?

ወይዘሮ: ማሪ: ምን: ከዘጋጅቶ?

ከቶ: ሉሐንስ: ምን: ከደረገ?

ነገዝግጅቱ: ለኋካ: ምን: ከደረገ?

ሀቀቶውን: ለምን: ጣኦ?

ለመገናኛው: ወደት: ሂዱ?

ከቆሽ: ከተማ: ሲደርሱ: ምን: ነገር: ከገኛቶው?

ጌማቶውን: ከማሳካት: ወደት: ሂዱ?

ለመጓጓዣቸው: ካይ: ማንን: ከገቡ?

ከቶ: ከበደን: ምን: ጠየቁት?

ለመጫራት: ምን: ከደረገ?

ለመገናኛ: መገዝ: ትወዳህ?

ሠካሳ ስንደኛ ፍጥረት

ገገግር

ክበደ

እነገርሁዎቻሁ ገራጃ፣ ክጠገጠ፣
ደህና ሆኔኩ ክከ።

ጫሬ

ክሱ፣ ክሁኩም ሰቀሻኩ ነው። ከመ
ሆኑ፣ በቀን ስንት ያስጠፍካኪ?

ክበደ

ከመጃታ ለኑ በቀን ሦስት ገር፣
ክሃምሳ ሳንቲም ይመስከኛ
ኩ። ከምገጠ፣ ግን ክካውቅም።

ጂን

ካንድ ቀን ምንም ክቆይኩ። ተክሲ፣
ክንጥሬና ክንሂድ።

ክበደ

ተሸግጧ፣ ክጠቀገኛ፣ በስቀቀር፣
ገዋሽ ውስጥ ተክሲ ክቆገኛም።

ጂን

የቴ ወንድም፣ ክሰቲ ክገባህ ተሸ
ክጧ፣ ገራከን።

ክበደ

ስንት ተሸግጧዎቻ ፍሬከገኛህ?
ጫሬ

ሁከት ይበቃኩ። ሰቀረውን ክኛ፣

በጃኛን ክናገጠክንከዋክን።

በዚህ ሳንት ውስጥ ያከው ነገር

ተሰገራ ስከሆነ፣ ተጠንቅቀ

ህ፣ ተሸገመው።

ጫሬ

ሀቀውን ክውርድና ክገገው ገር

ን፣ ክስቀምጠው።

ጂን

ስንት ክጠሬካኛህ?

ተሸግጧ

በጠቅካካው ሁከት ገር ክሃም

ሳ፣ ሳንቲም ነው።

ጥያቄ

መልስ

መኪናህን? የትኛው፣ ጋራሽ፣ ውስጥ፡

ገንቱ፣ ቤት፣ ክጠገላ፣ ገራሙ፣ ጋራሽ፡

ክስገላገላህ፣ ትሄዳለህ?

ውስጥ፣ ክስገላገላት፣ ትሄዳለሁ።

ካሳካጬው፣ ስንት፣ ጎንቲም፣ ጉርሻ፣ ስ

ክሥራ፣ ክምስት፣ ጎንቲም፣ ስጠሁ

ጠክሎ?

ት።

ጉንፋን፣ ሲቆዝህ፣ ምን፣ ተደርጋለህ?

ወደ፣ ሐገገም፣ ቤት፣ ትሄዳለሁ።

ከሙ፣ በየጊዜው፣ ክየመጣ፣ ቆገጠኛ

ክዎ፣ ሁከጊዜ፣ ሐሙስ፣ ሐሙስ፡

ኛኋሉ?

ክየመጣ፣ ቆገጠኛናሉ።

ብድሩን፣ መቼ፣ ትገፍክኛለህ?

ክሁድ፣ ክገፍክላለሁ።

ክመቤትህ፣ ነጭጭ፣ ብሉ፣ ነገር፣ መግዛ

ክዎ፣ መግዛት፣ ትፈጠራለህ።

ት፣ ትፈጠራለህ?

ክዚህ፣ ክገር፣ የመጣክሎ፣ የኢጥኖ

የከም፣ የመሐንዲስነት፣ ትምህርት፡

ሚ፣ ትምህርት፣ ከመማር፣ ነው?

ከመማር፣ ነው።

ዳቦና፣ ጥሰታ፣ ሹታ፣ ከመጠካት፣ ትፈጠ

ክንጂጌ፣ በወጥ፣ ክንጂ፣ ጌካ፣ ክጠፈጠግ

ጋለህ?

ም።

ክገፍክላለሁ፣ ያህክሎን፣ ገንዘብ፣ ከገ

ወዳጌት፣ ክገፍክላለሁ፣ ክንጂ፣ ነዚህ፡

ከሱቁ፣ ክፈጠራለሁ?

ቤት፣ ክጠፈጠሁትም።

ክህትህ፣ ወደ፣ ቤትዎ፣ የሄድኛው፣ በክ

የከም፣ በከሙ፣ መኪና፣ ነው።

ግርዎ፣ ነው?

ከቁርስ፣ ክንቁካጭ፣ የባሉ፣ ክነማን፣

ከሙ፣ ክነውንደምቼ፣ ነው።

ናቸው?

ዛሬ፣ ጥዋት፣ ክርሻው፣ ውስጥ፣ ምን፣

ክበገዎቸና፣ ዛሬኛ፣ ቆተክሉ፣ ነበር።

ቆሠህ፣ ነበር?

ጥያቄ	መልስ
ኪትዮድያ፡ ውስጥ፡ ነጥፍ ተኛው፡ ተራ ሌ፡ ማን፡ ይገኛል?	ሌላ፡ ዳገን፡ ይገኛል።
ቀን፡ ነገገብ፡ ማየት፡ ይቻላል?	የሌላው፡ ከቀን ጋር።
ከዚህ፡ ነገገብ፡ ውስጥ፡ ነጥፍ ተኛ፡ ጉም ህርት፡ ለት፡ ክስ?	ከዎ፡ ሁሉም፡ ነጥፍ ተኛ፡ ጉም ህርት፡ ለቶች፡ ክስ።
ዛሬ፡ ቀጠሮህ፡ ከማን፡ ጋር፡ ነው?	ካንዲት፡ ቆንጆ፡ ልጅ ገረድ፡ ጋር፡ ነው።
መሥሪያ ስራችሁ፡ ለካ፡ ቅርንጫፍ፡ ክስው?	ከዎ፡ ክንድ፡ ቅርንጫፍ፡ ክድስ፡ ክበግ፡ ውስጥ፡ ክስው።
ብቻህን፡ ወደ፡ ጋር፡ መሄድና፡ ክትክል ቶን፡ ማጠጣት፡ ትችላላህ?	ክሺ፡ ክሌት፡ በኋላ፡ ክሄዳላሁ።
ገደብንና፡ ገሰገሳን፡ ክስቀድመህ ወደገርህ፡ ትከፍቅድህ?	የሌላው፡ ብቻውን፡ ክከፍቅድህ።
ክጋር፡ ብቻውን፡ ያከው፡ መኪና፡ የማን ነው?	የሌላው፡ ይመስላል።
ብቻዎን፡ በቅከሞት፡ መጫን፡ ትችላላችሁ?	ከዎ፡ ክንዲታ። የምትጫኑት፡ ብቻዎን ነው።
የመኪናውን፡ ዋጋ፡ ብቻህን፡ ክስክ ልላህ?	ከዎ፡ ሁሉንም፡ ብቻዬን፡ ክፈልጉ።
ሀብቱን፡ ክመኪናው፡ ካያ፡ ብቻውን፡ ክወረድህ?	ከዎ፡ ክወረድህ።
ጠረጴዛውን፡ ብቻህን፡ ክመኪናው፡ ካያ፡ መጫን፡ ትችላላህ?	ከዎ፡ ክጭንዳላሁ።

ጥያቄ	መልስ
ክዚያ፡ ትጠቅ፡ ለጎጥ፡ የሞትና ፋ፡ ጠጥኝሁን፡ ነው?	ክዖ፡ ጠጥኝን፡ ነው።
ክሲኒማ፡ ለጎጥ፡ የሃይ፡ ጠጥኝን፡ ነበር?	የከሞ፡ ክጠጥኝ፡ ጋር፡ ነበርኩ።
ጠጥኝን፡ መኖር፡ የሞት፡ ከሞት ድን፡ ነው?	ክከውቅም።
ጠጥኝን፡ ክንድ፡ ጠርሙስ፡ ክረቆ፡ መጠጣት፡ ትጥክክህ?	የከሞ፡ ክጠጥኝ፡ ከሞ።
ሠራተኛ፡ ጠጥኝን፡ ጸግረህ፡ ጠጥኝ ን፡ ጠረክኩ?	የከሞ፡ ወንድሙ፡ ረዳኝ።

ድርሰት

ክዖ፡ የሐንገሩ፡ ወቅደር፡ ማሪ፡ የመከራናቸው፡ ገጣሚ፡ ክሰንጠታደሰካ
ቸው፡ ድረስ፡ ወዳንድ፡ ሆተሪ፡ ሂደው፡ ማደር፡ ፈከ።

ገዋሽ፡ ክተማ፡ ወሰን፡ የሚያውቁት፡ ሰው፡ ክዖ፡ ክጠጥኝ፡ ጠጥኝ፡ ሰከሆ
ኛ፡ ወደ፡ ሆተሪ፡ ክንድወሰንቸው፡ ጠጥኝ። ክዖ፡ ክጠጥኝ፡ ክሁኑ፡ የተሻከ፡
ሆተሪ፡ ፈከ፡ ሰከገ፡ ወደዚያ፡ ቆይቸው፡ ሂደ።

በክተማው፡ ወሰን፡ ተክሎ፡ ሰከከ፡ ሰቃቸውን፡ በሁከት፡ ተሻግረዋል፡
ክሰቆዘው፡ ወደ፡ ሆተሪ፡ ድረሱ።

ክሆተሪ፡ ክንድድረሱ፡ የተሻገረውን፡ ሞገ፡ ክተሻግረዋል፡ ክፍከው፡
ሰቃቸውን፡ ክጠጥኝ፡ ገር፡ ክስቀመጡት። ክከቱን፡ ክዚያ፡ ክድረው፡ በማግ
ስቱ፡ ወደ፡ ክድሰ፡ ክጠጥኝ፡ ተመክሱ።

ጥያቄዎች

ከቶ. ሉሐንሰና፡ ወይዘሮ፡ ማሪ፡ ከምን፡ እሆቴሉ፡ እደፋ?

እዋሽ፡ ነገላማ፡ ውስጥ፡ የሚያውቁት፡ ሰው፡ ማን፡ ነው?

እቶ፡ ነገላማ፡ ወደት፡ ወስዳቸው?

በነገላማው፡ ውስጥ፡ ታክሶ፡ እኩ?

ሀቀቸው፡ እንዴት፡ ወደ፡ ሆቴሉ፡ እደፈሉት?

ከተሸገገሚዎች፡ ምን፡ ነገሉዎቸው?

ሀቀቸውን፡ የት፡ እስቀመጡት?

በማግሰቱ፡ ወደት፡ ሄዱ?

በመኪና፡ መጓዝ፡ ትወዳህ፡ ወይስ፡ በገሉሮ፡

መጓዝ፡ ትወዳህ?

ሠካሳ፡ ሁከተኛ፡ ትምህርት

ንግግር

ሜሪ

እቤት፡ ውስጥ፡ እንዴት፡ ያለም፡ ነው። እ

ገንዘብ። ውጭው ማ፡ እሳት፡ እቅድ

ከም፡ እንዴት።

ክብደ

ምን፡ እቅተው። እንዴት፡ የሚያቀጥ

ከባት፡ ወሬት፡ ገና፡ ቀመጣል።

ሜሪ

ገዢ፡ የሚላለ፡ ጊዜ፡ እኩ፡ ማከትህ፡

ነው?

ክብደ

ባጣም፡ እንዴት።

ሜሪ

ታዲያ፡ ለው፡ እንዴት፡ መኖር፡ ቀጥካ

ል?

ክብደ

ባዚህ፡ ወሬት፡ ውስጥ፡ ሕዝቡ፡ ስሱ፡

ከብሰ፡ መከባባሰ፡ ቀጥሎ፡ ከ።

ሜሪ

ባስሰ፡ ከብሰ፡ ብቻ፡ የሙቀቱን፡ ጊዜ፡

ግሳከታትሰ፡ ደህና፡ ነው። እኔስ።

ክውሃ፡ ውስጥ፡ የምወጣ፡ እቅድ

ስከጃም።

ክብደ

ከቆዩባት፡ ማናቸውም፡ ነገር፡ ቀከመ

ዳህ። ከምሳሌ፡ እኛ፡ ስከጃንተ፡

እገር፡ ገርድ፡ ስናስብ፡ እንዴት፡

እንዴትምትኖሩ፡ ቀገርመናል።

ሜሪ

እውነትም፡ የከምድ፡ ነገር፡ ጎይሆን፡

እቅቀርም። ከመሆኑ፡ ወገው

ስ፡ እንዴት፡ ነው።

ክብደ

እንድ፡ ጊዜ፡ ባጣም፡ መንገድ፡ ነበር፡

ቀካኩ። እሁን፡ ግን፡ ደህና፡ ነው።

ሜሪ

እቶ፡ ክብደ፡ ስከ፡ እርዳታህ፡ ሁኩ፡

ባጣም፡ እናመሰግንሃልን።

ጅን

ምናከባት፡ ወደ፡ እዲስ፡ ከባጣ፡ ብቅ፡

የምትል፡ እንዴትም፡ እድራሻችን፡

እሚሪንን፡ እምገብ፡ ነው።

ክበደ

ጅን

በቅርብ፡ 2ዜ ውስጥ፡ አመራር፡ ክስ
ባከሁና፡ እንደደረሰሁ፡ እጠቀም
ኝኋሁ።

እንደተረጎ። በሌላ፡ ስህተት፡ ጠፍቶ ሆኖ
ልኝ።

ክበደ

መከንከም፡ ጉዞ።

ጥያቄና መልስ

ክበደ፡ ዛሬ፡ የመጣ፡ እንደሆነ፡ የት፡
ያርፋህ?

አይደለም፡ ሆኖ፡ ከያርፍ፡ ቀንካላ።

ባከንጅሬህ፡ ወደ፡ አዳጋሪ፡ የሄድ፡
እንደሆነ፡ ስንት፡ ዓመት፡ ከቆ
የ፡ ይሰጡህ?

ሦስት፡ ዓመት፡ ይህሉ፡ ነው።

እንገራ፡ ጣቢያ፡ ለንግድ፡ ያጠፍሁ፡
እንደሆነ፡ የት፡ ተገኝካችሁ?

ወደ፡ ከተማ፡ መመከሱ፡ ከከብን።

ፈረንሳይኛ፡ የተማሩ፡ እንደሆን፡ ወ
ደ፡ ፈረንሳይ፡ አገር፡ መሄድ፡ የ
ችካሉ?

አዎ፡ ገንድ፡ ወር፡ ውስጥ፡ መሄድ፡
እችካሁ።

መገናኛ፡ ጥሩ፡ የሆነች፡ እንደሆነ፡ ት
ገዛታህ?

አዎ፡ እገዛታሁ።

እንግዲሁ፡ ስንገርህ፡ የጠቀህ፡ እን
ደሆን፡ ትንግረዋለህ?

አዎ፡ እንግርሃለሁ።

ጥሩን፡ ገንዘብ፡ የምትፈልግ፡ እንደሆነ፡
ገንዘብ፡ ትሰጣታህ?

የአዎ፡ እከሰጣችኛለሁ።

ጥያቄ

መልስ

ገንዘብ? ትንፋሪ? እንደሆን? ትጠ
ቀቀላህ?

ክዎ፣ ልጠቀምት፣ አፈላጊነት።

ሌትዬ? ሌትን? ትንፋሪ? እንደሆን?
ጠቀምኝ?

ክዎ፣ ልጠቀምት፣ አፈላጊነት።

ነገ፣ ጠላት? ጠፋ? የመጣሁ? እንደ
ሆን? ነገራዎን? ከነገሩን? ይቻላ
ኩ?

ክዎ፣ አነገርላሁ።

እነዚህ፣ ሰዎች? የመጡ? እንደሆን?
ትነገሩኝ?

ክዎ፣ አነገርላሁ።

መገናኛ- የቆሽሽ? እንደሆን? ታጥጠ
ዋላህ?

ክዎ፣ አጥጥላሁ።

መገናኛ- ለትህን? የከወጥህ? እንደ
ሆን? እድሉን? እድሉን? ትነገሩ
ናላህ?

ክዎ፣ አነገራችኋለሁ።

እድሉ- ልጠጥ? የገዛህ? እንደሆን? ክፍ
ገዛን? አድራሻ? ትነገሩኝ?

ክዎ፣ አጠጣላሁ።

መጠኑን? የገዛ? እንደሆን? ታውቃ
ለህ?

ክዎ፣ አውቃለሁ።

ሌትዬ? ማረፊያ? ሌት? ተቻላ? እንደ
ሆን? ታውቃለህ?

የክዎ፣ አነገራችኋለሁ።

መሥሪያ? ሌትን? ጠላት? ሰዎች? የ
ዘጋው? እንደሆን? ማን? ይቻላ
ኩ?

ነገ፣ ማንም? አያውቅም።

ጥያቄ

መልስ

መድኃኒት፡ ሆሃሃ፡ አንድሆን፡ ነገ፡

አዎ፡ አገዛከሁ።

ሉቅ፡ ትገዛከህ?

መታወቂያ፡ ወረቀት፡ ያከኛ፡ አንድሆን

አዎ፡ የፈከግኛውን፡ ጥንቅ፡ መመንዘ

ን፡ ጥንቅ፡ መመንዘር፡ አንቸካከሁ?

ር፡ ትቸካከህ።

ከሚ፡ አባት፡ ገብቶ፡ አንድሆን፡ ታው

የከም፡ ከኖሁቅም።

ቃካኛሁ?

ንጉሠ፡ ነገሥቱ፡ ንግግር፡ ያደርጉ፡ አን

የከም፡ ከካሁቅም።

ድሆን፡ ታውቃክህ?

ሚስጥሪ፡ ምሥጢሩን፡ ታውቅ፡ አንድ

የከም፡ ከከጠየቅኋችኛል።

ሆን፡ ጠየቅሃች?

ቤቱ፡ ሞቆ፡ አንድሆን፡ አየኸው?

የከም፡ ከካሁትኛል።

ሰቃይን፡ ከንጠጠንከው፡ የመጡ፡ አን

የከም፡ ከካሁቅም።

ድሆን፡ ታውቃክህ?

መድሐኔን፡ ነመድሐኖ፡ ቤት፡ መግዛት

አዎ፡ መግዛቱ ነው።

ይ፡ ነው?

ወጡን፡ በዘየት፡ መሥራትህ፡ ነገር?

አዎ፡ መሥራቱ ነገር።

ከሁን፡ ዝናብ፡ መዝናብ፡ ነው?

አዎ፡ መዝናብ ነው።

ከቤቱ፡ ዘጠኙ፡ ዘጠኙ፡ ብር፡ መክፈካ

አዎ፡ መክፈካቸው ነገር።

ቸው፡ ነገር?

ሰቃይን፡ ከሁን፡ መጫናቸው፡ ነገር?

አዎ፡ መጫናቸው ነገር።

ከከሚ፡ ሲመጡ፡ አንተ፡ የመኪናህን፡

የከም፡ ማስከፋቱ፡ ከከነገረኛል።

ገጠሙ፡ ማስከፋቸው፡ ነገር?

ጥያቄ

መልስ

እንተ፡ ነገሮችህ፡ ጋር፡ ስትጫወት፡ ገላጭት

እኩ፤ ጋር፡ መጫወት፡ ነገር።

ይ፡ ምን፡ መሥራትዎ፡ ነገር?

ከዎ፡ መጋዘን፡ ቆመሰከኛክ።

እኛ፡ ለሐንገሎች፡ ስናገኛለን፡ ወይን፡

መጋዘን፡ ነገር?

ዛሬ፡ ነገሮችህ፡ ገንዘብ፡ መጠይቅህ፡ ነው?

ከዎን፡ መጠይቅህ፡ ነው።

ስንቀቅህን? ቆዛቅህ፡ ከሸርሸር፡ መሄ

ከዎ፡ መሄዳቅን? ነው።

ዳቅህ፡ ነው?

ከትምህርት፡ ገንዘብ፡ ነገር? ጥያቄዎች:

ከዎን፡ መቀበሉ፡ ነው።

መቀበሉ፡ ነው?

እንተ፡ ነገሮችህ፡ ስትወጣ፡ እሱ፡ መገ

ለከዎ፡ እሱም፡ መውጣት፡ ነገር።

ገቱ፡ ነገር?

እናንተ፡ ስትነሱ፡ እሱ፡ መቀመጥዎ፡

ከዎ፡ መቀመጥዎ፡ ነገር።

ነገር?

እሁን፡ መከሰሰቶቹህ፡ ነገር?

ከዎ፡ መከሰሰቶቹን፡ ነገር።

እኛ፡ ወደ፡ ሥራ፡ ስንሄድ፡ እሱ፡ ነገሩ፡

ነገሩ፡ ቆመሰከኛክ።

መምጣት፡ ነገር?

ጥፋት፡ ዛሬ፡ ጥያቄዎች፡ ጠዋን፡ ከጠገ

መንሸርሸርዎ፡ ነገር።

ብ፡ ምን፡ መሥራትዎ፡ ነገር?

ለሐንገሎች፡ መድሐኔን፡ ነገር? ጥያቄዎች፡ ወይ፡

ከዎ፡ መተርጎሙ፡ ነው።

እንግሊዝኛ፡ መተርጎሙ፡ ነው?

ነገር? ጥያቄዎችህ፡ ጋር፡ መተዋወ

ከዎ፡ መተዋወቅዎን፡ ነገር።

ቅቶህ፡ ነገር?

ጥያቄ

መልስ

ወደ ወንዝ፣ ስንመጣ፣ ምን ማድረጋች

መዋጥተን? ነቦር።

ሁ ነቦር?

ወደ ገቡር፣ ጣቢያ፣ መሄዳችሁ ነቦር?

ከዎ፣ መሄዳችን ነቦር።

ጥብስ፣ ሥጋ፣ መብካተችሁ ነው?

ከዎ፣ መብካተችን ነው።

ክወዶዘር፣ ጥፋት፣ ጋር፣ መዋጥተች

ከዎ፣ መዋጥተችን ነው።

ሁ ነው?

ወረቀቶች፣ ከውጭ ጉዳይ፣ ማድረግቶር

ከዎን? ዛሬ መስጠታችን ነው።

መስጠታችሁ ነው?

የኮትቶኳያ፣ ወደዘዝርት፣ ወደ ክላሚ

ከዎን? መምጣታችሁ ነው።

ጌጣ፣ መምጣታችሁ ነው?

የዛሬ ሳምንት፣ ወደ ውጭ ክገር፣

ከዎ፣ መሄዳችን ነው።

መሄዳችሁ ነው?

ሰቆችሁን፣ አመጸናው ካቶ፣ መጫና

ከዎ፣ መጫናችን ነው።

ችሁ ነው?

ድርሰት

ነገራት፣ ክንድ፣ ቀን፣ ክቶ፣ ጅን፣ ገሰጠ፣ ወደዘር፣ ማገን፣ ቀዝ፣ ወደ ክዎ
ሸ፣ ሄደ። ክዋሽ፣ እንደደረሰ፣ የቶ፣ ጅን፣ የመጸናው ጎረቤት፣ ስለፈጸመው ወደ
ክድስ፣ ክብግ፣ ተመልሶው መሄድ፣ ክኮቻኩም።

የመጸናውን ጎረቤት፣ ከላይኛው ገሰጠ፣ ስለፈጸመው ክቶ፣ ክብደት፣
ስለገገው፣ የጎረቤት ማደሻ፣ ቦታ፣ ጠየቀው። ክቶ፣ ክብደት፣ ክብ፣ ቅን፣ ሰው፣ ስለገ
ቦር፣ የጎረቤት ማደሻ፣ ቦታ፣ ፈጠራ፣ ጎረቤት፣ እንደተደሰ፣ ክደረገኩት።

ጊዜው፡ በጣም፡ ሙቀት፡ ነመሆኑ፡ የተነሳ፡ ወቅደሮ፡ ማሪና፡ ከቶ፡ ጅን፡
 በጣም፡ ስከዳ ነጣቸው፡ ከዋሽ፡ ሙስጥ፡ ከማደር፡ ቆረጡ።
 ካገኙ፡ እንግዳ፡ ስከሆኑ፡ ከቶ፡ ነበደ፡ ዕቃቸውን፡ በተሸገሙ፡ ከስፋዝ፡
 ወደ፡ ከንድ፡ ዳህና፡ ሆተሪ፡ መራቸው።
 ከሆቲሉ፡ እንደደረሱ፡ ተሸገሙ፡ ዕቃቸውን፡ ወደ፡ ክፍላቸው፡ ከስገብቶ፡
 የተሸገመበትን፡ ዋጋ፡ ተቀብሎ፡ ወደ፡ ቤቱ፡ ሄደ።
 ከቶ፡ ጅንና፡ ወቅደሮ፡ ማሪ፡ ግቶ፡ ነበደ፡ ጋር፡ ጥቂት፡ ነጥብጋገ፡ በጁካ፡
 ከቶ፡ ነበደ፡ ተሰናብቶ፡ ወደ፡ ቤቱ፡ መሄድ፡ ፈከገ።
 ከነሱም፡ ስከዳ ሊገካቸው፡ መጠንጠን፡ እርዳታ፡ ካመሰገኑት፡ በጁካ፡
 ወደ፡ ከደሰ፡ ከበገ፡ ሲመጣ፡ እንደጠቆቃቸው፡ ከደረሰቸውን፡ ሰጡት። ከሱ
 ም፡ ከደረሰቸውን፡ ተቀብሎ፡ ተሰገብቶው፡ ተከፈደ።

ጥያቄዎች

- ተሸገሞች፡ የገገዶችን፡ ዕቃ፡ የት፡ ከስገቡ?
- ከቶ፡ ነበደ፡ ተሸገሞቹን፡ ነገሩ፡ ክመጣቸው?
- ከቶ፡ ነበደና፡ ከቶ፡ ጅን፡ የት፡ ተቀወቀ?
- ወቅደሮ፡ ማሪና፡ ከቶ፡ ጅን፡ ወደት፡ ቆሄዱ፡ ነበር?
- ከቶ፡ ነበደ፡ ነመሄዱ፡ ቤት፡ ግቶ፡ የሐንሰ፡ ጋር፡ ምን፡
 ተነጋገረ?
- ከቶ፡ የሐንሰና፡ ወቅደሮ፡ ማሪ፡ ከምን፡ ወደ፡ ከደሰ፡
 ከበገ፡ መመከሱ፡ ክፍሉም?

ሠካሳ፡ ሦስተኛ፡ ትምህርት

ንግግር

ክብር

ጤና፡ ያስገኛልኝ፡ ጌታዬ። ስሜ፡ ክብር፡
ያገኛልኝ?

ዓሰሙ

ጤና፡ ያስገኛልኝ፡ ከኛ፡ ክብር። ስሜ፡
ዓሰሙ፡ ነው?

ክብር

መከንኛል። ከኛ፡ ዓሰሙ፡ ምን፡ ነድ
ርግኛልኝ?

ዓሰሙ

እንደምመከኑት፡ ሰቃዎቼ፡ ሁሉ፡
በጣም፡ ውድ፡ ይመስሉኛል። ነገር፡
ግን፡ መጠየቅ፡ እየነገሩም።

ክብር

በውነት፡ ውድ፡ እየደከሁም። ገዛ፡ ስ
ዎቼ፡ እርግጥ፡ ነው፡ እየደከሁ፡ ጊደኛ
ቻቸውን፡ ወደኛ፡ ሱቅ፡ ይሰጡዎቻችኋል።
ዎክ።

ዓሰሙ

ካዲስ፡ ሌት፡ የሚያስፈልጉት፡ ገዛ፡ ሰቃ
ዎቼ፡ አመጣዎት፡ ስለምፈልግ። በዚ

ህ፡ ወረቀት፡ ካይ፡ ዘርዘራዎቻቸው።
ክብር

ክስተ፡ ሌሰዎ፡ የሚፈልጉትን፡ ሰቃ፡
ክወቀውና፡ ስለዋጋውና፡ ስለዋና
ቶ፡ እንደገርገጠኑት።

ዓሰሙ

እኔ፡ ሌሌ፡ የምፈልገው፡ ነዚህ፡ የሚ
ቀጥሎትን፡ ሰቃዎቼ፡ ነው። የገፋ፡
ሰብ፡ ክስጋ፡ ነገሩሌሹና፡ ነገናት
ሌሉ። ሁሉን፡ ትንገሽ፡ ክስጋዎ
ቼ፡ ነገሩሌሹቸውና፡ ነገናት ሌ
ሳቸው። ከንድ፡ ሰፊ፡ የምግብ፡
ጠረጴዛ፡ ነገሰሰት፡ ወንበሮቼ፡
ጋር።

ክሌት፡ ጭቆናዎቼ።
ጌት፡ ያሳቸው፡ የጠረጴዛ፡ መገራቶቼ።

ክብር

መከንኛል። መጀመሪያ፡ ክስጋዎቼ
ን፡ ካሳዩዎት።

ዓከው

ክበብ

እሺ፣ እንዲሁም፣ እሌት፣ ሥራጅሌ፣
መላር ከሻዎች፣ ያሰፈኩንኛል።

ከዎን፣ ሳያሰፈኩንኛል፣ ክቆቀሩም።
የሆነው፣ ሆኖ፣ በፎ፣ ሉቆ፣ ውስጥ፣
ክቆገኙም፣ ነገር፣ ግን፣ እናቶ፣ ክብ
ዲ፣ ሉቆ፣ ማግኘት፣ ይቻላል።

ጥያቄና መሰከር

ጥያቄ

መሰከር

ወደ፣ እዲስ፣ ክበባ፣ ከመሃዳችን፣ በሬ
ት፣ ከሚገኝ፣ የምናገኘው፣ ይመሰክሩ
ሃል?

ምናልባት፣ ሳታገኙት፣ ክትቆሩም።

እዚህ፣ ከተማ፣ ውስጥ፣ ወገ፣ ያኩ፣ ይ
መሰክሩሃል?

ከዎ፣ ሳይኖር፣ ክቆቀሩም።

ከገገትህ፣ ከትምህርት፣ ለቶ፣ እርዳታ፣
ከመሰጠት፣ ቆረጡ?

ከዎን፣ ሳይቆረጡ፣ ክከቆሩም።

ሰቃውን፣ ከመኪናው፣ ካቶ፣ ክወረደ
ት?

ሳያወርዱት፣ ክከቆሩም።

እናቶን፣ ከሚገኝ፣ እመጣኩሁ፣ ብሎ፣
ሳይመጣ፣ ቀረ?

የከዎ፣ ክከመጣም።

እንመጣኩን፣ ካኩ፣ ሳይመጡ፣ ይቆረ
ኩ?

ካንድ፣ ለዳት፣ በኋላ፣ ሳይመጡ፣ ክቆ
ቀሩም።

በዚህ፣ ዓመት፣ ከጅህ፣ መገኘት፣ ሳት
ጠቆቅህ፣ ትቆረኩኝ?

ምናልባት፣ ሳትጠቆቅኝ፣ ክትቆረኩም።

ጥያቄ

መልስ

ክስላጣን፡ ወንድሚን፡ ጎቶጠቂቶ፡
ቀረጽ?

የጠየቀች፡ ክብረትሰላሳም።

ክላሳጣን፡ ውስጥ፡ ለት፡ ውድ፡ ነው?

አዎ፡ ውድ፡ ጎብሮን፡ ክብረትም።

ወንድምህ፡ ክላሳጣን፡ ውስጥ፡ ነው?

አዎ፡ ጎብሮን፡ ክብረትም።

ውሻውን፡ ሐገም፡ ለት፡ ወሰዳችሁት?

ክስላጣን፡ ጎቶወሰዳው፡ ክስቀረጽም።

ያቺ፡ ለት፡ ሁከጊዜ፡ ክላሳጣን፡ ት
መጣላች?

አዎ፡ ሁከት፡ ጊዜ፡ ጎቶመጣ፡ ክስቀረ
ጽም።

ክላሳጣን፡ ሰውዬ፡ ሐገም፡ ለት፡
መጥቶ፡ ነበር?

ትናንት፡ ክላሳጣን፡ ለት፡ ጎብረው፡
ክስቀረጽም።

ክስላጣን፡ ምን፡ ዓይነት፡ መጠን፡
ይጠጣሉ?

ጠጽ፡ ጎብረው፡ ክብረትም።

መገናኛ፡ የት፡ ክላሳጣን፡ ታወቀህ
ህ?

ገቡር፡ ጣሊያ፡ ጎብሮን፡ ክብረትም።

ፈረሱ፡ ወድ፡ ወንድ፡ ሐምን፡ ህይዳ?

ውሃ፡ ጎብረው፡ ክስቀረጽም።

ክላሳጣን፡ ወረቀት፡ ለምን፡ ገዛ?

ገንዘብ፡ ጎብሮን፡ ክስቀረጽም።

ክላሳጣን፡ ክላሳጣን፡ ለምን፡ ክላሳጣን፡
ህይዳ?

ክላሳጣን፡ መገናኛ፡ ጎብረው፡ ክስ
ቀረጽም።

ክላሳጣን፡ ሐምን፡ የጽን፡ መጠን፡ ወሰ
ዳች?

ጎብሮን፡ ክስቀረጽም።

ክላሳጣን፡ ወድ፡ ክላሳጣን፡ መሃድ
ና፡ መጠን፡ ትገባላች?

አዎ፡ ጎብረው፡ ክብረትም።

የዚህ፡ ሰው፡ ሠራ፡ ምን፡ ነው?

መሥሪያና፡ ጎብሮን፡ ክብረትም።

ጥያቄ

መልስ

እቤት፡ ውስጥ፡ ያከው፡ ሰው፡ ማን፡

ቀጋገኝ፡ ጎይሆን፡ ክይቀርግ።

ነው?

የውጭ፡ ጉዳይ፡ ማረከት፡ የሰጠቸውን፡

ጎይገጥ፡ ፈጥ፡ ክይቀርግ።

ገንዘብ፡ ምን፡ ክይረገጥ?

የኛ፡ ትምህርት፡ ቤት፡ ተማሪዎች፡ የ

ሲረገጡ፡ ቤት፡ ጎይሆን፡ ክይቀርግ።

ት፡ ሃይ?

የገዛችን፡ መኪና፡ ቀከም፡ ምን፡ ገዛ

ሰማያዊ፡ ጎይሆን፡ ክይቀርግ።

ነት፡ ነው?

ዐይ፡ ቤት፡ ክርስቲያን፡ በሰጥን፡ ሰጥን፡

በክሬት፡ ሰጥን፡ ጎይሆን፡ ክይቀርግ።

ይሄይኩ?

ጎቃውን፡ እቤት፡ ውስጥ፡ ማን፡ ክገገው?

ሠጠኞች፡ ጎይሆን፡ ክይቀርግ።

ከሌትዬዎ፡ የሰጡዎት፡ ምን፡ ነው?

የክፍር፡ ገር፡ ምን፡ ጎይሆን፡

ክይቀርግ።

ድርሰት

እንድ፡ ቀን፡ ክገገ፡ በሱቅ፡ ውስጥ፡ ጎክ፡ ዓከው፡ መገና፡ ሌሉን፡ ክክገገ፡

ጋር፡ ክከተዎወቀ።

ዓከው፡ ክደሰ፡ ቤት፡ ክከገገ፡ ቤቱን፡ በከዶ፡ ከዶ፡ ዕቃዎች፡ ኪያገገው፡

ፈከገ፡ የቤት፡ ዕቃዎች፡ ገዛ፡ ጊዜ፡ በገገው፡ ውድ፡ ናቸው። ግን፡ ክይን፡ ስክ

ሚያስደስቱና፡ ገዛ፡ ጥቅም፡ ስክሚሰጡ፡ ዓከው፡ ክመገገ፡ ቆረጠ።

ውድ፡ ሱቅ፡ እንደገገ፡ ክሱቅ፡ ገከሰት፡ ካቶ፡ ክገገ፡ የሚፈክጋቸውን፡

የቃዎች ገርገር፡ ከሳዎው። የቃዎችም፡ ገርገር፡ ፍሬሽ፡ ትሬስ፡ የሌላ፡
 ሰብ፡ ክሬጋ፡ ትገገሽ፡ ክሬጋዎች፡ የምግብ፡ ጠረጴዛ፡ ስድስት፡ ወንበሮች፡
 ክሬት፡ ፎታዎችና፡ ጌጌ፡ የሃቸው፡ የጠረጴዛ፡ መብሬቶች፡ ነገሩ።

ከጎ፡ ዓክሙ፡ ስቃዎች፡ ክጌ፡ በክጌ፡ ነተመከክተ፡ በጌካ፡ በከካ
 ቀገ፡ መገገ፡ የሌት፡ ስቃዎች፡ ከመግዛት፡ ተከማምገ፡ ወደ፡ ሌት፡ ተመ
 ከሰ።

ጥያቄዎች

- ክበብ፡ የት፡ ነበር?
- ዓክሙ፡ የት፡ ሂደ?
- ዓክሙ፡ ከምገ፡ የሌት፡ ስቃዎች፡ ከመግዛት፡ ፈክ?
- የሌት፡ ስቃዎች፡ ወደ፡ ናቸው?
- የሌት፡ ስቃዎች፡ የመሰጠት፡ ጥቅም፡ ምንድን፡ ነው?
- ከጎ፡ ዓክሙ፡ ካጎ፡ ክበብ፡ ምን፡ ከሳዎው?
- የስቃዎች፡ ገርገር፡ ዳፍ።
- ከጎ፡ ዓክሙ፡ ስቃዎች፡ ጎቦገዛ፡ ከምገ፡ ተመከሰ?
- ምን፡ ዓቦነት፡ የሌት፡ ስቃዎች፡ ከመግዛት፡ ቆሬክጋኩ?
- ምን፡ ዓቦነት፡ የሌት፡ ስቃዎች፡ ክጌኖሩህ፡ ትሬስጋክህ?

ሠካሳ፡ ስጠታ፡ ትምህርት

ንግግር

ዓለሙ

እስቲ፡ እክጋውን፡ እንየው?

እንበ

ቀሪ፡ እክጋ፡ እደሰኛ፡ ዘመናዊ፡ ነ

መሆኑም፡ በካቆ፡ ከክፍ፡ ከፍ፡

የመተካከፍ፡ ጠንግሎ፡ እክጋ፡

ነው።

እንዲሁም፡ ፍሬሹ፡ በጥንግራው፡ የ

ታወቀና፡ ምቹ፡ ነው።

ዓለሙ

ስካክጋና፡ ፍሬሹ፡ ጥንግራ፡ ገካውቅም፡

እንዳንጋገርዎ፡ ጥሩ፡ ይመስላኛል።

እስቲ፡ ስካዋጋው፡ እንጋገርበኛ።

እንበ

እንደሚመከክቱት፡ ዋጋው፡ እንድ፡ መ

ቶ፡ ሃምሳ፡ የኢትዮጵያ፡ ብር፡

ነው።

ዓለሙ

እንድ፡ መቶ፡ ሃምሳ፡ የኢትዮጵያ፡

ብር፡ ካንድ፡ እክጋ፡ ውድ፡ ነው።

እርግጠኛውን፡ ዋጋ፡ የገንገላ፡ ክግ

ነው።

እንበ

ዕቃው፡ በግም፡ ጥሩ፡ ስካሆና፡ ውድ፡

እደደከም። በውነቱ፡ እርካሽ፡

ነው።

ዓለሙ

ምንም፡ እንኳን፡ ብሔራዊ፡ ሊከፍ፡

ጥሩ፡ መሰከ፡ ሊታወቅም፡ ካንድ፡

እክጋ፡ እንድ፡ መቶ፡ ሃምሳ፡ ብር፡

መክፈኩ፡ ካቅሚ፡ በካቆ፡ ነው።

እንበ

በዋጋው፡ የተገደ፡ እየመሰከኝም።

የሆነው፡ ሆኖ፡ ደንበኛ፡ ጭን፡ ማሰ

ደሰት፡ ስካምፈኩ፡ ገንድ፡ መቶ፡

እርግ፡ ብር፡ እሽን፡ ስካዋጋው።

ዓለሙ

እረ፡ እገክዎ፡ እንድ፡ መቶ፡ እርግ፡ ብር፡

የብዛብኛል።

እንበ

ከመሆኑ፡ በስንት፡ ከመግዛት፡ ቀፊክጋ

ኩ?

ዓከመ

ክጠጠ

መቶ፡ ሠካሳ፡ ብር፡ ይበቃዎታል።

በጣም፡ ጉዳት፡ ነው። ሆኖም፡ የወደፊት

ት፡ ይጓጋሉ፡ ስለሚሆኑ፡ ገሉት፡

ዋጋ፡ እሾጥኮዎታሉ።

ጥያቄና፡ መከሰ

ጥያቄ

መከሰ

እንግዲት፡ ገንዘብ፡ ከሰዎች፡ ሰጣጡ?

አዎ። ትንሽ፡ ገንዘብ፡ ሰጣጥተው፡

ሂዱ።

እዚህ፡ እየሆነህህህህ፡ እስከትመጡ፡

በጣም፡ ጥሩ፡ ነው።

ከጠብቃችሁ?

ቡና፡ ደጋግሞ፡ ከጠጣ፡ መተኛት፡ ይች

ከተኛ፡ የሚችሉ፡ ክፍመስኮችም።

ካሉ?

ዕቃቸውን፡ እሆኑ፡ እደገርሰው፡

ወደ፡ ስጊላ፡ ለት፡ ሂዱ።

የት፡ ሂዱ?

አዎ፡ ጥሩናሽን፡ እየጠጠ፡ ስኩ፡ ከገብ

አዎ። እንደገና፡ ፍጠያዎታል።

ዋ፡ ፍጠያዎታል?

ገንዘብን፡ ከጥፋት፡ አጭን፡ ሰጠው?

ከሁከቱ፡ ጠጥኖች፡ ሰጣቸው።

ቤታቸውን፡ ዘጋግተው፡ የት፡ የሂዱ፡

ምናጠጥን፡ ወደ፡ እናታቸው፡ ለት፡

የመሰረተህ?

ሂዱ፡ ፍሆኑ።

መኪናቸውን፡ ከጥፋተው፡ ምን፡

ሁቃውን፡ ያስገባሉ።

የሠራሉ?

ጥያቄ

መልስ

ምሳቸሁን፡ በካልታቸሁ፡ ዋና፡ ትሄ
ዳካቸሁ?

እዎን፡ ምናልባት፡ እንሂድ፡ ይሆናል።

መድሐኗን፡ ፈካልገህ፡ እገኛለሁ?
ገንዘብ፡ ክፍላገላቸው፡ ወሳኝ፡ ምን፡ ምን፡
ን፡ ገዛ?

እዎን፡ እገኛለሁ።
ከቀዎች፡ ገዛ።

እስተማሪው፡ ተማሪዎችን፡ ሲያመለክት
ጋግን፡ እንገረዛለሁ፡ ነገር?

የአም፡ እንገረዛለሁ፡ እስተማሪውም፡

ገንዘብን፡ መመዘኛዎች፡ አምን፡ ትፈ
ከጋካህ?

ምንጠቅ፡ በጣም፡ እስተማሪውን፡ ነው።

ወንጌል ምንጠቅ፡ እያቀረብሁ፡ ተመለከት
ክ?

እዎ፡ እያቀረብሁ፡ ተመለከት።

ነገሩን፡ ለማምረት፡ የት፡ ሂደት?

ወደ፡ መሥሪያ፡ ቤት፡ ሂደት።

እንደገና፡ የት፡ ሂደት?

ምሳቸሁን፡ በካልታው፡ ወጡ።

ትንሽ፡ ሠራተኛን፡ ወደ፡ ቤታችን፡ መ
ሂድ፡ እንችላለን?

እዎን፡ ትንሽ፡ ሠራተኛችሁ፡ መሂዱ፡
ትችላለችሁ።

ሥራውን፡ ጀምሮላቸው፡ አምን፡ ተው
ክው?

ጊዜ፡ ስከራክን፡ ነው።

ሥራ፡ መፈካከግ፡ ነገረመርኩ፡ ስንት፡
ጊዜ፡ ሆኗል?

አንድ፡ ሰዓት፡ ሆኗል።

አሁን፡ ሁለትጊዜ፡ ይጠይቃችኋል?

አንድንድ፡ እየመጣጣ፡ ይጠይቃል።

የገዛችሁን፡ መኪናዎች፡
እቅታላችሁ?

እዎ፡ እቅታለሁ።

ጥያቄ

መልስ

ሰከ፡ ግብግቡ፡ ያመሰገንገን፡ ዋጅሁ፡ ሰዎች
ቸ፡ ሰዎ፡ ማጓ፡ ማጓ፡ ይገኛሉ?

እቶ፡ አማኝ፡ ወቆዛሬ፡ ጥፋ ነሽ፡ ይገ
ካሉ።

ሱና፡ ደገግግ፡ የጠጣው፡ ሰውዬ፡ ወጓድ
ግግ፡ ነው?

እዎን፡ ወጓድ ማ፡ ነው።

ሱናህን፡ ጠጣጥ ተህ፡ የቶ፡ ሃይህ፡
ነበር?

መጃታ፡ ለቶ፡ ሰከኩ፡ ንደው ኮ፡ ነበር።

ከኮጃቹ፡ ገንዘብ፡ ሰጣጥቶ፡ ወዳገ፡
ተመከሰ?

እዎን፡ ትናንትና፡ ክሰጥቶ፡ በጌካ፡
ተመከሰ።

ሁከጊዜ፡ ገንዘብ፡ ትበዳደራ ካችሁ?
አማኝ፡ ገክላቱ፡ በጣግ፡ እንደሚመ
ሰገን፡ ተውቃህህ?

የከግ፡ እንበዳደርግ።
የከግ፡ እካውቅግ።

እንተና፡ ወጓድ ግግ፡ ትተማመናካች
ሁ?

እዎን፡ እንተማመናካች።

እንጃቸውን፡ ተጣጥበው፡ ግሰቸውን፡
በኩ?

እዎ፡ ተጣጥበው፡ በኩ።

የሐንሰና፡ ጥፋ ነሽ፡ ገሌና፡ ሚሰቶ፡ ከ
መሆን፡ ይፈቃቀዳሉ?

በውናቱ፡ እካውቅግ።

ጥፋ ነሽና፡ እናንቶ፡ እቦተ፡ ክርሰቲ
ያን፡ ውስጥ፡ ይፈካከን፡ ነበር?

እዎ፡ ተፈካከገው፡ ተገናኙ።

ሰከ፡ ለቱ፡ ክሬቶ፡ ዛሬ፡ ትፈጠረህ
ከህ?

እዎ፡ እፈጠረሁ።

እስተማሪዎች፡ ገመት፡ ሰንት፡ ጊዜ፡
ይገገቡሉ?

እንደ፡ ክሥር፡ ጊዜ፡ ያህኩ፡ ቆገገቡሉ
ኩ።

ጥያቄ	መልስ
ከገጥሞች፡ ከገጥሞች፡ ነገሩን፡ ተገኝተዋል? ሁ?	ከዎ። ተገኝተዋል።
ወይ፡ ከሚረገግ፡ የምትረገግህትን፡ ምን ጥያቄ፡ ተጠቅሞታችሁ?	የከዎ። ገሩ፡ ከተጠቅሞታችሁ።
በሰንጠረዥ፡ ሰንጠረዥ፡ አመገናኛት፡ ተቀጣጣ ጠጥረዋል?	ገራት፡ ሰንጠረዥ፡ ገደቡ፡ ነው።
ከገጥሞች፡ ገሩ፡ ተገናኝተዋል?	ከዎ። ተገናኝተዋል።
ገንዘብ፡ መቼ፡ ተገኝተዋል?	ካሉ፡ ከሰንጠረዥ፡ በኋላ፡ ከገንዘብ፡ ነው።
አሁን፡ ለሰንጠረዥ፡ ተጠቅሞታችሁ፡ ፍጥረት ከ?	የከዎ። ተጠቅሞታችሁ፡ ፍጥረት።
ከገጥሞች፡ ከገጥሞች፡ ከገጥሞች፡ ተጠቅሞታችሁ ችሁ?	ከዎ። ከገጥሞች፡ ከገጥሞች፡ መጠን፡ ለከገጥሞች ከገጥሞች፡ ነው።
ጥሩነት፡ ወንጌላ፡ ከገጥሞች፡ ተጠቅሞታችሁ ዩ?	ከሱ፡ ወይ፡ ከሚረገግ፡ አመገናኛ፡ ሰንጠረዥ፡ ነው።
አሁን፡ ከገጥሞች፡ በጣም፡ የመጠንጠን ከ?	ከዎ። በጣም፡ የመጠንጠን።
የወንጌላ፡ ገደቡ፡ ሚኒስጥራት፡ የገጥሞች ርት፡ ሚኒስጥራት፡ ለከገጥሞች፡ ተጠቅሞታችሁ ገሩ?	ሰንጠረዥ፡ ከገጥሞች፡ ከገጥሞች፡ ገጥሞች፡ ለገጥሞች ተጠቅሞታችሁ።
ከገጥሞች፡ ጥሩነት፡ ተጠቅሞታችሁ?	ከዎ። ተጠቅሞታችሁ።
ጥሩነት፡ ለሰንጠረዥ፡ ምን፡ ተጠቅሞታችሁ?	በጣም፡ ጥሩ፡ ከገጥሞች፡ ተጠቅሞታችሁ።
ከገጥሞች፡ ሚኒስጥራት፡ ተጠቅሞታችሁ?	የከዎ። ከገጥሞች፡ ተጠቅሞታችሁ።

ጥያቄ

መልስ

ከንቀት፡ ወንድምህ፡ ትጠራህኛለህ?

አዎ፡ አንጠራህኛለሁ።

አሳብ፡ ለሐንጎህ፡ ምን፡ ያለጣጣሁ?

ጎት፡ ክሬገት፡ ይለጣጣሁ።

ገንዘብ፡ ተመናዛዚህኛለህ?

አዎ፡ ተመናዛዚያለሁ።

ክንጎጠይ፡ ብዙ፡ ነገር፡ ተሻሻጠ?

አዎ፡ ብዙ፡ ተሻሻጠዋል።

ክሆቴሎ፡ ውስጥ፡ ምን፡ ተገገጠህኛለህ?

ቡና፡ ብቻ፡ ነው።

ተማሪዎች፡ ሌላቸውን፡ ተከግጧል?

የአም፡ ገና፡ ናቸው።

ድርሰት

ከቶ፡ ዓክሙ፡ ክሆዚ፡ በሱቁ፡ ውስጥ፡ ያሉትን፡ ክጠቃዎች፡ ሁሉ፡ ክተመክ
ክተ፡ በጊካ፡ ክንደኛውን፡ ክጠቃ፡ ከመግዛት፡ ፈክ። ያህ፡ ክጠቃ፡ ጠንግሎና፡
ምቹ፡ ክመሆኑም፡ በካቶ፡ ክዲስና፡ ዘመናዊ፡ ነበር።

ያጠቃው፡ ዋጋ፡ ክንድ፡ መቶ፡ ሃምሳ፡ ብር፡ ስክንበረና፡ ካቶ፡ ዓክሙ፡ በጣ
ም፡ ውድ፡ መሰከሩ፡ ስክተያው፡ በዚህ፡ ዋጋ፡ ከመግዛት፡ ክጠቃ። በዋጋው፡
ክቶ፡ ክበብ፡ ጋር፡ ክተክጠቃ፡ በጊካ፡ ከቶ፡ ዓክሙ፡ ክጠቃውን፡ ገንድ፡ መቶ፡
ሠካሳ፡ ብር፡ ከመግዛት፡ ፈክ።

በየቶም፡ በታ፡ የሆነው፡ ዓቢይን፡ ክዋጋው፡ ጋር፡ የተመሳሰሉ፡ ነው። ርቀ
ው፡ በጣም፡ ጥሩ፡ ክሆና፡ ዋጋው፡ በጣም፡ ክፍ፡ ያክ፡ ይሆናል። ርቀው፡ ዝቅ
ተኛ፡ ክሆና፡ ዋጋው፡ ክንደዚህ፡ ያገኛል። ከቶ፡ ዓክሙ፡ ክገዛው፡ ክጠቃ፡ ክን
ድ፡ መቶ፡ ሠካሳ፡ ብር፡ የክፈክበት፡ ምክንያቱ፡ ያጠቃው፡ ዓቢይን፡ ጥሩ፡ መሆ
ኑ፡ በማወቅ፡ ነው።

ጥያቄዎች

ከቶ፡ ዓክሙ፡ እየዞረ፡ ምን፡ ተመክጥተ?

ከቶ፡ ዓክሙ፡ ምን፡ ከመግዛት፡ ፈከገ?

ከምን፡ ከከጋውን፡ ከመግዛት፡ ፈከገ?

ያከጋው፡ ዋጋ፡ ስንት፡ ነበር?

ከቶ፡ ዓክሙ፡ ካከጋው፡ ስንት፡ ነገፈከ?

ከቶ፡ ከበበፍ፡ ከቶ፡ ዓክሙ፡ በዋጋው፡ ተገጠጠ?

የዕቃው፡ ዓባይነት፡ ነዋጋው፡ ጋር፡ ምን፡ ስላለው?

ከቶ፡ ዓክሙ፡ ካከጋው፡ ከንድ፡ መቶ፡ ሠካሳ፡ ብር፡ የነገፈከበት፡

ምን፡ ከገንዘብ፡ ምን፡ ነው?

የቤት፡ ዕቃ፡ ከመግዛት፡ ስንፈከግ፡ ወደት፡ ትሄዳለህ?

በቤትህ፡ ውስጥ፡ ብዙ፡ ዓባይነት፡ የቤት፡ ዕቃዎች፡ አሉህ?

ሠኅሳ: አምስተኛ: ትምህርት

ዓከመ

ዕቃውን: መቼ: ቀኑን: ከሰዓት?

አበበ

አሁን: ሰው: ለከፊት: ነገ: ክስ ላይ:

በጎነ: ካሰረክብዎት: አቸካክ

ሁ:: ከሁሉም: ነገር: ስኬት:

አደውከክዎታሁ::

ዓከመ

አንገደያሱ: ግግሮች: ዋጋ: አንድ:

ቀብድ: አሁን: አሰጥዎታሁ::

የቀረውን: ግን: ዕቃውን: ሰረገ

ብ: አንገፍክዎታሁ::

አበበ

አሲ: ደረሰኝ: ነመዳጮ: በፊት: ከ

ካ: የሚፈጠሩት: የቤት: ዕቃዎ

ች: አንድ: ሰራተኛ: ገንዘብ: ሹንግ:

ማንገደያ: ሰፊ: ግርጭቅ: መከ

ገያ: አንድ ሁም: ከሁሉ: ዕቃ

ዎች: ማለት: ይፈጠሩ?

ዓከመ

አነዚህን: የወጥ: ቤት: ዕቃዎች: ቀዳ

ም: ብዬ: ገዝቻሁ::

ግን: ስካሰታዎሁኝ: አመሰግናለሁ::

ወደፊት: ከሁሉ: ደንገኞች:

አመጣክዎታሁ::

ጥያቄ: መከሰ

ጥያቄ

አገትህ: ሰንጠረዥ: የሰዓት: ክፍል: አካ

ዎቻል?

የችን: መከሰ: ገንዘብ: ጥያቄ: ያካ

ት: ያመሰክሩኛል?

ወደ: ገንዘብ: ከመሰረድ: ምቹ: ጊዜ:

አካዎ?

መከሰ

አሥራ: አምስት: ወንድም: ሴት: የሰ

ጅ: ክፍል: አካቸው::

አዎ: በጣም: ጥያቄ: ያካት: ያመ

ሰክኛል::

ነገ: አንድምን: ነው: አንድ: ዛሬ:

የከገም::

ጥያቄ

መልስ

ጎገ-ክርግጠኛ፣ ወዳገርሽ፣ የምትሄድ፣
ይመስሉኛል?

ምናልባት፣ አሄድ፣ ይሆናል።

ገሐኛ፣ ጋር፣ ወደ፣ ሐኪም፣ ቤት፣ መ
ሄድ፣ ትፈሉኛላችሁ?

ክሁን፣ የምትሄድ፣ ክፍመስሎችም።

መኪናህን፣ አትሸጥ፣ ተገዳሪህ?

የሐም፣ ክሬተገዳሪህም።

ክዲስ፣ ገብላለሁ፣ ውስጥ፣ ብዙ፣ ደንበ
ኞች፣ አሉህ?

ሁከት፣ ብቻ፣ ናቸው።

ያዲስ፣ አጠገ፣ ሕዝብ፣ ብዛት፣ አንት፣
ነው?

ቁጥሩን፣ አካውቆም።

ገንዘብ፣ መኪናዎች፣ መግባቱ፣ የት
ኛው፣ ጠንግሎ፣ ይመስሉላል?

አካውቆም።

ገሐማ፣ ጋር፣ ሰሐምን፣ ተገሎገሎችሁ?

ስክ፣ መኪና፣ ዋጋ፣ ተገሎገሎች።

አዝቆተኛው፣ ክፍሉ፣ ውስጥ፣ አንት፣
ተማሪዎች፣ አሉዎቻሁ?

ሃምሳ፣ የሚሆኑ፣ ተማሪዎች፣

አሉን።

ገንገምህን፣ ቤት፣ ያገኛቸው፣ ገንዘ
ብ፣ አንሰህ?

የሐም፣ አካሰሎችም።

የሐማን፣ መኪና፣ ወስደህ፣ አሰረገብ
ኛው?

የሐም፣ ገና፣ አካሰረገብሁትም።

አንድትሰጣቸው፣ የሰጠሁህን፣ ገን
ዘብ፣ አሁኑም፣ ሰጠላቸው?

አማላሽ፣ ብቻ፣ ሰጠሁዎቸው።

አሁኑኑ፣ ክፍሉ፣ ቀብድ፣ ሰጠህ?

አዎ፣ አሁኑ፣ ብር፣ ሰጥቻለሁ።

ጥያቄ

መልስ

ያሜሪካ፡ መንግሥት፡ አኢትዮጵያ፡

ከዎ፣ ሰምቻለሁ።

መንግሥት፡ ገንዘብ፡ መስጠቷን፡

ሰምቷል?

ገንዘቡን፡ ስትቀጥሉ፡ ደረሰች፡ ሰጠኝ

ከዎ፣ ሰጥቼዋለሁ።

ው?

ምሳሌን፡ ስላሳይን፡ ካስቀምጥህ?

ክሺ፣ ከስቀምጥህ።

ወይዘሮ፡ ክስማዝ፡ ሹግ፣ ለካዎና፡

የሰም፣ ገና፡ አገዛሁ፡ አከፋ፡ ወደ፡

ማንኪያ፡ ገዛች?

ሴትዎ፡ ሃይች።

ከገደ፡ ብርጭቆ፡ ውሃ፡ ትፈልገህ?

ክሁን፡ ክፈልገዋለሁ።

የሚሰጥህን፡ አረቂ፡ በመሰጠቱ፡ መ

ከዎ፣ ይመሰክራል።

ከገት፡ ይፈልገህ?

ካዲስ፡ ክብብ፡ የመጣውን፡ ሰቃ፡ መቼ፡

ሃሌ፡ ክሰላሳት፡ በኋላ፡ መረገገህ፡ አፈሉ

መረገገህ፡ ትፈልገህ?

ገሰሁ።

ወጥ፡ ሴት፡ የተቀመጠችዎ፡ ሴት፡ ስ

ክስማዝ፡ ነው።

ም፡ ማን፡ ነው?

ክብደ፡ ሰምህን፡ ክሰታወሰው?

የሰም፣ ክሰታወሰውም።

የሃሌ፡ ሳምንት፡ ወደ፡ አገራችሁ፡ መ

ከዎ፣ አንፈልገህ?

ሃይ፡ ትፈልገህ?

ወይዘሮ፡ ክስማዝ፡ ወካጆችን፡ ጠየቀ

የሰም፣ ክስማዝን ትገኛለሁ።

ቻቸው?

ክሆቴ፡ ውሰጥ፡ ጥሩ፡ ምግብ፡ ሴት፡

ከዎ፣ በጣም፡ ጥሩ፡ ምግብ፡ ሴት፡ ክሱ።

ክሱ?

ጥያቄ

መልስ

የሆነው ሆኖ ነገ እኛ ገጽ ትመጣ ካቸሁ?

የከም ነገ መምጣት እንችላለን።

ወደ ገጽ ምንም የሚሄደው ክፍል ገዳና ተሠርቷል?

የከም ገና ክፍተሠራም።

እገረ ገዢው ጠጣም ቸር ሰው ይመስሉሃል?

እዎን፣ ጠጣም ቸር ሰው ናቸው።

ጠካታህን ትወዳለህ?

እሳወድም።

የትንሣዔ ገጽ መቼ ነው?

የነገ ሳምንት ነው።

ከደን መቼ ነው?

በተሳሳት ሆኖ ጠጣር ቀን ነው።

ዝናቡ ጠጣር ማጠቃለል ነው?

የከም ገና ይዘገባል።

ሰዎች ሠርተው ክጠቁ?

የከም ገና ይሠራሉ።

አንት ክፍል ደርዎች ክጠቁ?

እገረ የሚሆኑ ክጠቁ።

በገጽ ምንም ካቸ ሰው ይሄድጠታል?

የከም ክፍላደግ ጠቅም።

እሳወ መስጠት ምንም የሚያገግግረው ምንም ክጠቁ?

እዎን ክጠቁ።

ገጽ ምንም ገጽ ምንም ካቸ ጠጣር መገገግ ሰዎች ክጠቁላሉ?

ሠላሳ የሚሆኑ ትላልቅ መገገግ ሰዎች ወደ እድሉ ክጠጡ ሲሄዱ ክጠቁላሉ።

ወንድም ምንም ቸር ሰው ጠመሆኑ ሰው ሁሉ ይወዳል?

ቸር መሆኑን የሚያውቁ ሰዎች ሁሉ ይወዳሉ።

አጠካታ ምንም ጠጣር ምንም ጠጣር ቸር ነው?

ጠጣር ወደፊት እንኖራለን።

ሠካላ፡ ስድስተኛ፡ ትምህርት

ገግግር

ነበረ

ክቶ፡ ሶሐንስ፡ ካሚሪካ፡ ወደ፡ ኪትሶ

ኢያ፡ መኛ፡ መጣህ?

ጅን

ክዲስ፡ ክበግ፡ ክገገሁ፡ ጥቂት፡ ቀኖች፡

ሆኖኛህ።

ነበረ

ኪትሶኢያ፡ ውስጥ፡ ብዙ፡ ጊዜ፡ መቆ

የት፡ ተሰገላህ?

ጅን

ክዎን፡ ጠቅካይ፡ ግዛቶችን፡ ሁኩ፡

ክየተዘዋወርኩ፡ ክስካይ፡ ድረ

ስ፡ ክቆያሁ።

ከመሆኑ፡ ኪትሶኢያ፡ ስንት፡ ጠቅካዎ፡

ግዛቶች፡ ክኩዎት?

ነበረ

ኪትሶኢያ፡ ክሥራ፡ ክሌት፡ ጠቅካዎ፡

ግዛቶች፡ ክኩዎት። ከመጣኛውም፡ በጋ

ምድር፡ ጌጃም፡ ትግሬ፡ ወኩ፡

ሸዋ፡ ክሩሲ፡ ሲዳም፡ ነገ፡ ኪኪ

ገቦር፡ ገሙገ፡ ወከጋ፡ ሐረርጌ፡

ክርትሬና፡ ገሌ፡ ናቸው።

ጅን

ነጠቅካዎ፡ ግዛቶች፡ ሁኩ፡ በስፋት፡ የት

ኛው፡ ይበልጣል?

ነበረ

በስፋት፡ ክሁኩ፡ የሚበልጠው፡ ጠቅካ

ይ፡ ግዛት፡ ሐረርጌ፡ ነው።

ነሁኩም፡ የሚያንሰው፡ ጠቅካዬ፡ ግዛ

ት፡ ደግሞ፡ ክሩሲ፡ ነው።

ጥያቄና፡ መልስ

ጥያቄ

ኪትሶኢያ፡ ስንት፡ ጠቅካዎ፡ ግዛቶች፡

ክኩዎት?

መልስ

ኪትሶኢያ፡ ክሁን፡ ክሥራ፡ ክሌት፡

ጠቅካዎ፡ ግዛቶች፡ ክኩዎት።

ጥያቄ

መልስ

ከኦሥር፡ ዓመት፡ ገሬት፡ ሰንት፡ ጠቅ
ካቶ፡ ግዛቶች፡ ነገረዎች?

ኦሥር፡ ሁከት፡ ሰን፡ ነገሩ።

ኬርትራውያን፡ በሙኩ፡ ክሳር፡ ያው
ቀኩ?

የከም፣ ሁኩም፡ ክቶኩም።

ኬርትራ፡ የምትገኘው፡ በምሥራቅ፡
ኢትዮጵያ፡ ነው፡ ወይስ፡ በምዕ
ራብ?

የምትገኘው፡ በሰሜን፡ ነው።

ከፍተኛ፡ ተራራዎች፡ የሚገኙት፡ የት፡
ነው?

በበጋምድር፡ ውስጥ፡ ይመለከታሉ።

ገመገገከኛው፡ ኢትዮጵያ፡ የሚገኙት፡
ጠቅካቶ፡ ግዛቶች፡ ክስላጣን፡ ናቸው?
ው?

ሐረር፣ ወኩ፣ ሸዋና፡ ክሩሲ፡ ናቸው።

በምሥራቅ፡ ክስላጣን፡ ይገኛሉ?

ሐረርና፡ ገቤ፡ ናቸው።

በምዕራብ፡ በጉራ፡ ያኩት፡ ጠቅካቶ፡
ግዛቶች፡ ማን፡ ማን፡ ይገኛሉ?

ክፍ፣ ወከጋና፡ ኢኩገቦር፡ ናቸው።

ገሙጉፋና፡ ሲዳሞ፡ በየት፡ በጉራ፡
ናቸው?

ክነሱ፡ በስተ፡ ደቡብ፡ ናቸው።

የጣና፡ ሐይቅ፡ በጣም፡ ትኩረት፡ ነው?

ክዎ፣ በጣም፡ ትኩረት፡ ሐይቅ፡ ነው።

የጣና፡ ሐይቅ፡ በየትኛው፡ ጠቅካቶ፡
ግዛት፡ ውስጥ፡ ነው?

በጉጃምና፡ በበጋምድር፡ መገገኩ፡
ነው።

ኢትዮጵያ፡ ውስጥ፡ ህዝብ፡ ፍሬፍሬ፡
ይበቅካል?

ክዎ፣ ይበቅካል። ክብላኛው፡ ግን፡
ሐረር፡ ውስጥ፡ ነው።

ጥያቄ	መልስ
ገሀኩም፡ ጠላቶች፡ የሚበከጠው፡ ጠቅካቤ፡ ግዛት፡ ማን፡ ነው?	ሐረርጌ፡ ነው።
ገሀኩም፡ ጠላቶች፡ የሚያገዛው፡ ጠቅካቤ፡ ግዛት፡ ማን፡ ነው?	ክፋሲ፡ ነው።
ክግዛኛው፡ ጡና፡ የሚመጣው፡ ነገሮች፡ ነው?	ነገሩ፣ ሲዳሞና፡ ሐረርጌ፡ ነው።
ኢትዮጵያ፡ ውስጥ፡ ገዛት፡ ወንጌሎች፡ ይገኛሉ?	ክፍ፣ ጠጣም፡ ገዛት፡ ወንጌሎች፡ ይገኛሉ።
ኢትዮጵያ፡ ውስጥ፡ ጠጣም፡ ቆሞታል?	ካንዳንድ፡ ዝቅተኛ፡ ጠቀሞች፡ ጠላቶች፡ ክግዛኛው፡ ጠቀ፡ ክፍሞቻችን፡ ነው።
ኢትዮጵያ፡ ውስጥ፡ ያገዛኛው፡ ሰው፡ ሆኖ፡ ምንድን፡ ነው?	ያገዛኛው፡ ሰው፡ ሆኖ፡ ግጥም፡ ነው።
ኢትዮጵያ፡ ወደ፡ ውጭ፡ ክግዛት፡ የምትሰጡት፡ ገንዘብ፡ ምን፡ ጥያቄዎች፡ ነገሮች፡ ናቸው?	ቅዳ፡ ጡና፡ የዘይት፡ እጠጋለሁ፡ ናቸው።
ሆጋላ፡ ወደ፡ ውጭ፡ ክግዛት፡ ትሰጡት?	ክፍ፣ መሸጥ፡ ጂኖራሎች።
በኢትዮጵያ፡ ውስጥ፡ በሚገኙት፡ ወንጌሎች፡ ካይ፡ መርከቦችና፡ ጅራገዎች፡ ይህንን ገንዘብ ገብተዋል?	በጥቂቶች፡ ወንጌሎች፡ ደስገዎች፡ ይህንን ገብተዋል። መርከብ፡ የሚሄድ ገንዘብ፡ ውጭ፡ ወንጌሎች፡ ግን፡ የሁሉም።
የኢትዮጵያ፡ ክፍሎች፡ አንድ፡ ክፍሎች፡ ነገ፡ ክፍሎች፡ ይጠራሉ?	የክፍሎች፡ ክፍሎች፡ ነው።

ጥያቄ

መልስ

በኢትዮጵያ፡ ወንዞችና፡ ሐይቆች፡ ገ
ዙ፡ ዓሳ፡ ይገኝገኛቸዋል?

ከዎ፣ ከገባዎቹ፡ ውስጥ፡ ይገኝገ
ኛቸዋል።

ኢትዮጵያ፡ ውስጥ፡ የመጠቅኮችን፡
ፍሬፍሬዎች፡ ወደ፡ ውጭ፡ ክገር፡
በምን፡ ትኩረትገኛሁ?

በመርገብና፡ ገፍፍገገን፡ ነው።

ከዲሉ፡ ከውራ፡ ጎደና፡ ገገና፡ ጊዜ፡
ሰንጠረዥ፡ መገናኛቸው፡ ያስገድዳል?

ከሌት፡ መገናኛቸው፡ ያስገድዳል።

ያገቡ፡ ወንዞች፡ ጄኔራል፡ ያስገድዳል?

ከዎ፣ ያስገድዳል።

ኢትዮጵያ፡ ሰንጠረዥ፡ ወደገባችሁ፡ ክፍሎች?

ሁከት፡ ትኩረት፡ ወደገባችሁ፡ ክፍሎች።

የወደገባችሁ፡ ሰንጠረዥ፡ ማን፡ ማን፡ ይገኛል?

ከሰንጠረዥ፡ ማን፡ ይገኛል።

የኢትዮጵያ፡ ወደገባችሁ፡ ሁከት፡ ጄኔራል፡
ያስገድዳል?

ሁከት፡ ትንተና፡ ጄኔራሎች፡ ማሰራጨት፡
ይኖራል።

በኢትዮጵያ፡ ከገባችሁ፡ ገባችሁ፡ ክፍሎች፡
ፍሬፍሬዎች፡ ይገኛሉ?

ብዙ፡ ፍሬፍሬዎች፡ ይገኛሉ።

ያገቡ፡ ወንዞች፡ ከኢትዮጵያ፡ ወገን፡
ወደት፡ ይሄዳል?

ከኢትዮጵያ፡ ወገን፡ ወደ፡ ሌላ፡
ይሄዳል።

በኢትዮጵያ፡ ጠቅላይ፡ ግዛቶች፡ ሁከት፡
ግብርና፡ የተከመደ፡ ነው?

ከዎ፣ በግም፡ የተከመደ፡ ነው።

ኢትዮጵያ፡ ከውጭ፡ ክገሮች፡ ብዙ፡
ቆይት፡ ትገኛሉ?

ከዎ፣ ብዙ፡ ቆይት፡ ትገኛሉ።

ኢትዮጵያ፡ ውስጥ፡ የመጠቅኮች፡
የክፍሉ፡ ዓይነት፡ ብዙ፡ ነው?

ከዎ፣ በግም፡ ብዙ፡ ነው።

ጥያቄ

መልስ

ከገጠኝም፡ ወደ፡ በጋምድር፡ በጣና፡

በጣና፡ ሐይቅ፡ ካይ፡ መርጠጥ፡ የከም።

ሐይቅ፡ ካይ፡ በመርጠጥ፡ መሄድ፡

ነገር፡ ግን፡ ትክክት፡ ጅራገዎች፡

ይቻላል?

ሰካኪ፡ በነሱ፡ መሄድ፡ ይቻላል።

ኢትዮጵያ፡ ውስጥ፡ ጅራገ፡ መጠጥ፡

ከዎ፡ ይቻላል።

ና፡ መጓዥኛ፡ ይቻላል?

ከገደ፡ በጣም፡ ትክክት፡ ወንዝ፡ ነው?

ከዎ፡ ከዓከም፡ ትክክት፡ ወንዞች፡

ከንድ፡ ከሱ፡ ነው።

ከግብጥው፡ የመጡትን፡ ሰዎች፡ የም

የከም፡ የጣውቀቸው፡ ከይመሰከኝ

ታውቀው፡ ይመሰከሩ?

ም።

ትክክት፡ መድሐኛ፡ የምትገዛው፡

ከዎ፡ ከገዛው፡ ይሆናል።

ይመሰከሩ?

የዛሬ፡ ከሥር፡ ዓመት፡ ሰው፡ ወደ፡

ከዎ፡ ምናልባት፡ ከከሥር፡ ዓመት፡

መረቀ፡ የሚሄድ፡ ይመሰከሩ?

በሬት፡ ይሄድ፡ ይሆናል።

ካገቱ፡ ስክጥ፡ የሚደውል፡ ይመሰከሩ?

ከዎ፡ የሚደውል፡ ይመሰከሩ።

ል?

ከሚ፡ ፈቀደውን፡ የሚወሰድ፡ ይመሰከሩ?

የከም፡ የሚወሰድ፡ ከይመሰከኝም።

ል?

በሚመጣው፡ ዓመት፡ ወዳገራችን፡

የከም፡ ከንመሰከሩም።

የምንመሰከሩ፡ ይመሰከሩ?

ብዙ፡ ጥያቄዎች፡ የሚጠይቁ፡ ይመሰከሩ?

የከም፡ የሚጠይቁ፡ ከይመሰከኝም።

ስክጥ?

ወደሬት፡ ከድሱ፡ ገንጥ፡ የሚገኙ፡

ከዎ፡ ይገኙታሉ።

ይመሰከሩ?

ጥያቄ	መልስ
ዝናብ፡ የሚዘገብ፡ ይመስሉላል?	ከዎ፣ ይዘገብ፡ ይሆናል።
ጢሙን፡ የተካጠ፡ ይመስሉላል?	ከዎ፣ ተካጭኗል።
ክብዱ፡ ሲኝራ፡ የሚያጠሉ፡ ይመስሉላል?	ከዎ፣ ያጠላል።
እናልማዝ፡ ክእኛ፡ ጋር፡ ሸርሸር፡ የሚሄዱ፡ ይመስሉላል?	ከዎ፣ ይሄዳሉ።
እነኮማ፡ ከሰተማሪ፡ ከመሆን፡ የሚኝኩ፡ ይመስሉላል?	ከዎ፣ ይኝካሉ።
ህቃውን፡ የሚሸክምክህ፡ ይመስሉላል?	ከዎ፣ ይሸክምክኛል።
መኪናውን፡ ከኛ፡ የሚሸጥክን፡ ይመስሉላል?	የከዎ፣ ከይሸጥክንም።
ክጅ፡ ከገቱን፡ የሚጠጥቅ፡ ይመስሉላል?	ከዎ፣ ይጠጥቅ፡ ይሆናል።
ከቶ፡ ሉሐንሰ፡ ገንዘብ፡ የካጡክህ፡ መስሎላል?	ከዎ፣ የካጡክኝ፡ መስሎኛል።
ከማ፡ ወደ፡ ቤቱ፡ የሄዱ፡ መስሎላል?	ከዎ፣ የሄዱ፡ መስሎኛል።
ጅርመንኛ፡ የሚውቅ፡ መስሎላል?	ከዎ፣ የምታውቅ፡ መስሎኝ፡ ነገር።
ከማ፡ ጎይሠ፡ የገባረ፡ መስሎህ፡ ናገር?	የከዎ፣ ከስመስሎኝም።
ጎጉሠ፡ ገንዘብ፡ የምታገኝ፡ መስሎላል?	የከዎ፣ ከስመስሎኝም።

ጥያቄ

መልስ

መኒናቸውን፣ የሚከውጡ፣ መስከ

ከዎ፣ መስከጃ፣ ነገር።

ይ?

ሉና፣ የምንጠጣ፣ መስከይ፣ ነገር?

ከዎ፣ የምንጠጡ፣ መስከጃ፣ ነገር።

ከነዶሐንሰ፣ ምሳቸውን፣ የገኩ፣ መ

ከዎ፣ የገኩ፣ መስከጃ፣ ነ።

ስኩሃ፣ ነ።

ከጣ፣ የመኒናውን፣ ጎረቤት፣ የቀረ፣

ከዎ፣ የቀረው፣ መስከጃ፣ ነገር።

መስከይ፣ ነገር?

ከስተጣሪዎ፣ ንዋት፣ የሚመጣ፣ መ

ከዎ፣ መስከጃ፣ ነገር።

ስከዎት፣ ነገር?

ትናንት፣ ዝናብ፣ የሚዘንግ፣ መስከ

ከዎ፣ የሚዘንግ፣ መስከጃ፣ ነገር።

ይ፣ ነገር?

ተጣሪዎቹ፣ ሕግ፣ የጣሉ፣ መስከዎ

ከዎ፣ መስከጃ፣ ነገር።

ኛሁ፣ ነገር?

ጌጃሽ፣ ትምህርቱን፣ የቀጠኩ፣ መ

ከዎ፣ የቀጠኩ፣ መስከጃ፣ ነገር።

ስኩሽ፣ ነገር?

ዛሬን፣ የቆረቆረት፣ መስከይ፣ ነገር?

ከዎ፣ የቆረቆረው፣ መስከጃ፣ ነገር።

ድርሰት

የሐጻሕ፣ የተገኘ፣ ከሚገኝ፣ ከትየሁት፣ ከመገኘት፣ ወደ፣ ከድህ፣ ከ
በገ፣ መጣ፣ ከድህ፣ ከበገ፣ ገባት፣ ጥቂት፣ ቀዳኝ፣ ያህኑ፣ ክቅድ፣ በኋላ፣ ከሌሎች
ን፣ ጠቅካይ፣ ግዛቶች፣ ከመገኘት፣ ፈረገ።

ካዲስ፣ ከበገ፣ ከመገኘት፣ በጌት፣ ስኩ፣ ጠቅካይ፣ ግዛቶች፣ ስኩ፣ ከቀማ
መጣቸው፣ ከመጣቸው፣ ከት፣ ከበደን፣ ጠየቀው። ከት፣ ከበደም፣ በጠቅካኛው፣
ከሰረዘው።

ከሁን፣ ከትየሁት፣ ከሥራ፣ ከሌት፣ ጠቅካይ፣ ግዛቶች፣ ከሌዎች። ከመጣቸው
ም፣ በጊምድር፣ ገጃም፣ ትግሬ፣ ወኩ፣ ሸዋ፣ ከሩሲ፣ ሲዳሞ፣ ክፍ፣ ከሌገበ
ር፣ ገሙገ፣ ወከጋ፣ ሐረርጌ፣ ከርትጌና፣ ገኑ፣ ይገኛሉ።

ከድህ፣ ከበገ፣ የሚገኘው፣ በሸዋ፣ ጠቅካይ፣ ግዛት፣ ውከት፣ ነው። በሸዋ፣
ዙሪያ፣ ያህኑ፣ ጠቅካይ፣ ግዛቶች፣ ከሩሲ፣ ወኩ፣ ገጃም፣ ወከጋ፣ ሐረርጌ፣ ናቸ
ው። ሐረርጌ፣ ከሁኑም፣ ሰፊ፣ ጠቅካይ፣ ግዛት፣ ነው። ከሩሲ፣ ግን፣ ከሁኑ፣ ያህኑ፣
ጠቅካይ፣ ግዛት፣ ነው።

የሐጻሕ፣ ከንደዚህ፣ ያከውን፣ ወሬ፣ ጠይቅ፣ ክተረዳ፣ በኋላ፣ ሰቃውን፣
ይዘ፣ ገዛውን፣ ጅመረ።

ጥያቄዎች

- የሐጻሕ፣ ከትየሁት፣ ነው?
- የሐጻሕ፣ ክቅድ፣ መጣ?
- ወደ፣ ከድህ፣ ከበገ፣ ከምን፣ መጣ?

የሐንድ ክፍል ክብርት፣ ምን፣ ጠቀሜታ?

የኢትዮጵያ፣ ጠቀሜታ፣ ግዛቶች፣ ስንት፣ ናቸው?

ስመቸው፣ ማን፣ ማን፣ ይገኛሉ?

ክፍሉ፣ ክብርት፣ በየትኛው፣ ጠቀሜታ፣ ግዛቶች፣ ውስጥ፣ ይገኛሉ?

በሽቆ፣ ሐረፍ፣ የሚገኙት፣ ጠቀሜታ፣ ግዛቶች፣ ክፍሉ፣ ናቸው?

ክፍሉ፣ ግዛቶች፣ ሁሉ፣ ሰፊ፣ የትኛው፣ ነው?

ክፍሉ፣ ግዛቶች፣ ሁሉ፣ የሚያገለግሉት፣ የትኛው፣ ነው?

ክፍሉ፣ ኢትዮጵያን፣ ከመገንጠያው፣ ትሬክታር?

በዚህ ክፍል፣ ግዛቶች፣ ግዛቶች?

ሠካሳ ሰጣተኛ ትምህርት

ንግግር

ጁን

የያያዘው፡ ጠቅካይ፡ ግዛት፡ ዓቦር፡
እንዲሁ፡ ከገጣ፡ መከፋፈል፡
ነው?

አጠቃላይ

የአገሪቱ፡ የያያዘው፡ ጠቅካይ፡ ግዛት፡
ዓቦር፡ የተከለሰ፡ ነው።

ጁን

የሕግ-አድባላ፡ የታዘዘው፡ የገጣ፡ ገጣ፡
ም፡ ይመስላል?

አጠቃላይ

እንደሆነው፡ ጊዜ፡ ጠቅላይ፡ ገጣ፡
ዙሪያ፡ ገጣ፡ ተጠቅሞት፡ ጠቅሞት፡
ማከት፡ ጠቅካይ፡ ውስጥ፡ ገጣ፡
ም፡ ይመስላል።

በገጣ፡ ተጠቅሞት፡ ማከት፡ ገጣ፡
ው፡ ተጠቅሞት፡ ነው።

በመንግሥቱ፡ ጠቅላይ፡ ማከት፡ ገጣ፡
ዓዲጋው፡ የሚገኘው፡ ዓቦር፡ ተጠቅሞት፡
ሰጣጭ፡ ነው።

ጁን

ከገጣ፡ ገጣ፡ የገጣ፡ ወገን፡
ት፡ ከገጣ፡?

አጠቃላይ

ከገጣ፡ ውስጥ፡ ሁሉም፡ የገጣ፡
ወገን፡ ከገጣ፡ ነገር፡ ገጣ፡ እንዲሁ፡
እንዲሁ፡ የገጣ፡ ገጣ፡ የገጣ፡
ም።

ጁን

ገጣ፡ ከገጣ፡ ይጠቅሳል?

አጠቃላይ

የአገሪቱ፡ ከገጣ፡ ወገን፡ ገጣ፡ ከገጣ፡
ት፡ ከገጣ፡ ም።

ጁን

ገጣ፡ ገጣ፡ ይጠቅሳል?

አጠቃላይ

ከገጣ፡ እንዲሁ፡ ከገጣ፡ ገጣ፡ ይጠቅሳል፡
ገጣ፡፡ ከገጣ፡ ከገጣ፡ ከገጣ፡
ተጠቅሞት፡ ገጣ፡ ይጠቅሳል፡
የገጣ፡ ይጠቅሳል።

ጂን

ከሁን፡ የዝናቡ፡ ወሬት፡ ቀርቦክክ። ስ
ከዚህ፡ ጠቅካይ፡ ግዛቶቼን፡ ጠመ
ኪና፡ አየተጓዝሁ፡ ከጣየት፡ ክደ
ገኛ፡ ይመሰክረኛል?

ነበደ

በክረምት፡ ሆነ፡ በጠጋው፡ ኢትዮጵያ፡
ቀሌሌማ፡ ክገር፡ ከመሆንዎ፡ የተ
ነሳ፡ ጠዘ፡ መከገም፡ መንገዶቼ፡
የኩዋትምና፡ በክደሮ፡ ነገን፡ ገደ
ድ፡ ይኸካክ።

ጂን

ከመሆኑ፡ የኢትዮጵያ፡ ዓየር፡ መንገድ፡ በ
የጠቅካይ፡ ግዛቱ፡ ዋና፡ ነጥቦች፡
ያርፋል?

ነበደ

ከዎ፡ በየጠቅካዬ፡ ግዛቱ፡ ዋና፡ ነጥ
ቦች፡ ሁሉ፡ ያርፋል።

ጂን

እንግዲያስ፡ በክፍሮ፡ ነገን፡ እገዛለሁ።
ስካደረጉክኝ፡ ክርዳታ፡ ክመሰግን
ዎታሁ። ጤና፡ ይከፍረኝ።

ነበደ

ጤና፡ ይከፍረኝ። መከገም፡ ጉዞ፡
ክመኝክዎታሁ።

ጥያቄና፡ መከሰ

ጥያቄ

ያላገገንን፡ ክገር፡ ጉግግተው፡ ያውቀ
ኩ?
ያዲስ፡ ክጠገን፡ ክተማ፡ ክቀማመን፡
ይወዱታል?

መከሰ

ወደጌት፡ መገገገን፡ እጌ ክገሰሁ፡
እንጂ፡ ክዚህ፡ ገሬት፡ ጉግግተው፡
ክካውቅም።
ማናቸውንም፡ የክተማ፡ ክቀማመን፡
ወደጌ፡ ክካውቅም።

ጥያቄ

መከሰ

ስከከጅዎ፡ ወሬ፡ ሰምተው፡ ያውቃሉ?

የከም፡ ሰምቼ፡ ከካውቅም።

የምትሄዱበትን፡ ቦታ፡ ከይታችሁት፡ ታውቃችሁ?

የከም፡ ከይተገደ፡ ከካውቅም።

ከቆካ፡ ውስጥ፡ ገዙ፡ ጊዜ፡ ኖራችሁ፡ ታውቃችሁ?

የከም፡ ኖረን፡ ከካውቅም።

ከገፍተኛ፡ ቦታ፡ ካይ፡ ከመኖር፡ ፈጠገሽ፡ ታውቋልሽ?

የከም፡ ፈጠገ፡ ከካውቅም።

ቀዝቃዛ፡ ሱና፡ ጠጥተህ፡ ታውቃለህ?

የከም፡ ጠጥቼ፡ ከካውቅም።

ያዲሱ፡ ከበገ፡ ክፍተት፡ ሳይ፡ እንደወይዘት፡ ይደገ፡ ገደ፡ ገደ፡ ገደ፡ ነው?

እኔ፡ እዲሱ፡ ከበገ፡ ሄጄ፡ ከካውቅም። ስከከህ፡ ሰከሰህ፡ ጠገገህ፡ ጠገገህ፡ ጠገገህ፡ ከጠገገህ።

በክሊምቱ፡ ወሬት፡ ወዳዲሱ፡ ከበገ፡ ሄደችሁ፡ ታውቃችሁ?

የከም፡ ሄደን፡ ከካውቅም።

ገመሬገ፡ ውስጥ፡ በሌሎች፡ ወደክህው፡ ታውቃለህ?

ወደክህው፡ ከካውቅም።

ታይከኛ፡ ዝናብ፡ ሲዘንገብ፡ ከይታችሁት፡ ታውቃችሁ?

ከዎ፡ ከይተኖሩ።

ገመሬገ፡ ውስጥ፡ የክሊምቱን፡ ወሬት፡ ከይተውት፡ ያውቃሉ?

ከዎ፡ ገከፈው፡ የክሊምቱን፡ ወሬት፡ ከመሬገ፡ ውስጥ፡ ነበርኩ።

ከቀሽገገገገ፡ ውስጥ፡ መንገድ፡ ጠፍቶህ፡ ያውቃለህ?

ከንድ፡ ጊዜ፡ ጠፍቶብኝ፡ ነበር።

ንገረትህ፡ ጠፍቶብህ፡ ያውቃለህ?

ከዎ፡ ጠፍቶብኝ፡ ያውቃለሁ።

ጥያቄ

መልስ

በቀን፡ ነገረሰገ፡ ሰር፡ በካይ፡ ከጥናታ

ከዎ፡ ከገዳገዴ፡ ከዳጠፋኮን።

ቸሁ፡ ታውቃካቸሁ?

የመገናኛ፡ ከድጋ፡ ድርሰብህ፡ ያውቃኮ?

የኮም፡ ድርሰብህ፡ ከያውቅም።

እተገገ፡ ካይ፡ ሆነህ፡ ነተማውን፡ ከይ

ከዎ፡ ከገድ፡ ጊዜ፡ ከይቆዋኮሁ።

ተኸው፡ ታውቃኮህ?

ገይርጥካን፡ ሄደህ፡ ታውቃኮህ?

ከዎ፡ ሄኛኮሁ።

የኢትዮጵያ፡ ያዋጅ፡ መንገድ፡ ነገጥዮ

ከዎ፡ ብዙ፡ በተዎቹ፡ ሄደኮ።

ድያ፡ ውጭ፡ ሄዶ፡ ያውቃኮ?

በከፍ፡ ለት፡ በኩሉ፡ ሲያኮፍ፡ ከይተሃ

ከዎ፡ ገከፊው፡ ቅዳሜ፡ ሲያኮፍ፡ ከይቻ

ቸው፡ ታውቃኮህ?

ቻዋኮሁ።

መኪናህን፡ ከረገገዶ፡ ቀከም፡ ቀብተ

የኮም፡ ቀብቼው፡ ከካውቅም።

ህ፡ ታውቃኮህ?

ራስህን፡ ከገመህ፡ ያውቃኮ?

ከከገድ፡ ዓመት፡ በጌት፡ ከገመ፡ ነበር።

ለተቸሁን፡ በዚህ፡ ዓመት፡ ከሰድሳቸሁ

ከዎ፡ ከሰድሳቸው፡ ነበር።

ት፡ ታውቃካቸሁ?

ከገግኪዝ፡ ቋንቋ፡ ከተገመረህ፡ ታው

ከዎ፡ ከገድ፡ ዓመት፡ ከተገመረህ፡ ነበር።

ቃኮህ?

ገግኪዝ፡ ከገድ፡ ዓይነት፡ ድርሰት፡ ከዘ

ከዎ፡ ከዘገገ፡ ነበር።

ጋጅተህ፡ ታውቃኮህ?

ከመሬት፡ ከመጣህ፡ ጌተ፡ ክርክፍህን፡

ከዎ፡ ብዙ፡ ጊዜ፡ ሄኛኮሁ።

ሄደህ፡ ታውቃኮህ?

ከጋራዥ፡ ውስን፡ ሠርተህ፡ ታውቃኮህ?

ከሁን፡ የመሠራው፡ ከጋራዥ፡ ውስን፡

ነው።

ጥያቄ

መልስ

በኢትዮጵያ፡ ከመጣህ፡ ጀምሮ፡ ወደ፡
ከገርህ፡ ደብዳቤ፡ ድሬህ፡ ታውቃ
ኮህ?

ብዙ፡ ጊዜ፡ ድሬ፡ ከካውቅም።

በፈረስ፡ ተገዛህ፡ ታውቃኮህ?

ከዎ፡ ተገዥያኮሁ።

ከዚህ፡ በጌት፡ ከዚህ፡ መጥቀህ፡ ታው
ቃኮህ?

የካም፡ መጥቆ፡ ከካውቅም።

ባላግርኛ፡ የተዳፈ፡ መድሐኛ፡ ከንብብህ፡
ታውቃኮህ?

ከዎ፡ ብዙ፡ ጊዜ፡ ከንብብህ የኮሁ።

ከውጭ፡ ጉዳይ፡ መረከቀር፡ ሥራ፡ ሠር
ታው፡ ያውቃኮ?

የዛሬ፡ ዓመት፡ ካሥር፡ ካምጥት፡ ያህል፡
ሠርቆያኮሁ።

ከወዳጅቶ፡ ጋር፡ ኖሮ፡ ያውቃኮ?

ሥራ፡ ካመጀመሩ፡ በጌት፡ ካወዳጅቶ፡
ጋር፡ ይኖሮ፡ ነበር።

ድርሰት

ኢትዮጵያ፡ የምትገኝው፡ በሰሜን፡ ምሥራቅ፡ ክፍለግ፡ ውስጥ፡ ነው።

የመገንጠያው ጥቅም፡ ከገሮች፡ በሰሜንና፡ በምዕራብ፡ ሱዳን፡ በደቡብ፡ ነጋሥት፡
በምሥራቅ፡ ቀይ፡ ባሕርና፡ የሰሜን፡ ሬፑብሊክ፡ ናቸው።

የኢትዮጵያ፡ ስፋት፡ ክፍት፡ መቶ-አምስት፡ ሺ፡ ከሺ ንጋር፡ ማይኮች፡ ኪሆን፡

የሕዝብዋ፡ ቁጥር፡ በሀያና፡ በሀያ፡ ህዝብ፡ መካከት፡ መካከት፡ ይገመታል።

በኢትዮጵያ፡ ውስጥ፡ ብዙ፡ ወንዞች፡ ይኖራሉ።

የኢትዮጵያ፡ ያየር፡ ጠገይ፡ በሦስት፡ ክፍሎች፡ ይከፈላል። የመጀመሪያው፡

ክፍሉ፡ ደጋ፡ ይገካል። ይህም፡ ክፍሉ፡ በጣም፡ ክፍተኛና፡ ቀዝቀዛ፡ ነው። ሁከተኛ
 ው፡ ክፍሉ፡ ወይናደጋ፡ ይገካል። የዚህ፡ ቦታ፡ ሳይሆን፡ በጣም፡ ጥሩና፡ ከጤና፡ ጥሩ
 ማመ፡ ነው። ሦስተኛው፡ ክፍሉ፡ ቆካ፡ ይገካል። ይህ፡ ቦታ፡ ዝቅ፡ ያከና፡ ሳይሆን፡ ው
 ቀኝ፡ ነው።

ጥያቄዎች

- ኢትዮጵያ፡ የምትገኘው፡ የት፡ ነው?
- ኢትዮጵያ፡ የሚያዋስኑዎት፡ ክፍሉ፡ ሳይሆን፡ ሳይሆን?
- ኢትዮጵያ፡ የሚገኘው፡ ከኢትዮጵያ፡ ምሥራቅ፡ ነው?
- የኢትዮጵያ፡ ከፍት፡ ከገን፡ ነው?
- በኢትዮጵያ፡ ውስጥ፡ ከገን፡ ሕዝብ፡ ይገኛል?
- በኢትዮጵያ፡ ውስጥ፡ ጠባብ፡ ተጠባብሮ፡ ይገኛል?
- ከገን፡ የሆኑ፡ ጠጣሮች፡ ይገኛሉ?
- ከማንኛውን፡ ጥሬ።
- ደጋው፡ ከወይናደጋው፡ በምን፡ ይከለክላል?
- የቆካውንና፡ የደጋውን፡ ጥሬነት፡ ከሌሎች?
- በኢትዮጵያ፡ ውስጥ፡ በየትኛው፡ ክፍሉ፡ ከመኖር፡ ትወዳለህ?

ሠካጎ፡ ስምንተኛ፡ ትምህርት

ጓግግር

ጅን

ከገባኛው፡ የኢትዮጵያ፡ ሕዝብ፡ ምን፡
ይሠራሉ?

ነገረ

ከገባኛው፡ የኢትዮጵያ፡ ሕዝብ፡ የሚ
ኖረው፡ በግብርና፡ ነው።

ጅን

ዘመናዊው፡ የርሻ፡ ሥራ፡ በጣም፡ የተከ
መደ፡ ነው?

ነገረ

ዘመናዊው፡ የርሻ፡ ዘዴ፡ ገና፡ በጣም፡
የተከመደ፡ ከደደከም። ነገር፡ ግን፡
ከሁን፡ ገንዳንድ፡ በተዎች፡ ተጀ
ምርክላ።

ጅን

ከገባኛውን፡ ጊዜ፡ የኢትዮጵያ፡ ገበሬዎ
ች፡ የሚያበቁኩት፡ ምን፡ ዓይነት፡
ክህነት፡ ነው?

ነገረ

በዙ፡ ሌላ፡ ሌላ፡ ጥራጥራዎችና፡ ፍራፍሬ
ዎች፡ ክንዲሁም፡ ክትክጠቅቅ፡ ይ
በቅካኩ። ገዢህም፡ በካይ፡ ጤፍ፡
የሚገኝ፡ ክንድ፡ ዓይነት፡ ክህነት፡
ክከን።

ጅን

ጥራ፡ ጥራ፡ ስትላ፡ ምን፡ ማክትህ፡ ነው?

ነገረ

ጥራጥራ፡ የሚገኙት፡ ክንድ ገብገብ፡ ክተር።
ስንድ፡ ክጅ፡ ገብገብ፡ በቆኩ፡ ያኩ
ት፡ ናቸው።
ደግሞ፡ ከዘይት፡ የሚሆኑ፡ ክህነቶች፡
ክንድ ኑግ፡ ተከገ፡ ጉኩ፡ ሉፍ፡
ያኩት፡ ናቸው።

ጥያቄና መልስ

ጥያቄ

መልስ

በስሜን፡ ምሥራቅ፡ የኢትዮጵያ፡ ወሰን፡

በስሜን፡ ምሥራቅ፡ ወሰን? ቀይ፡

እንዴት፡ ነው?

ባሕር፡ ነው።

ኢትዮጵያ፡ ወሰን? ብዙ ሽኩቻዎች፡ ነኩ?

አዎ፡ ብዙ፡ ነኩ።

ያገርዎ፡ ዓቦር፡ ጠገይ፡ እንዴት፡ ነው?

በጣም፡ ጥሩ፡ እይደከም።

በኢትዮጵያ፡ ወሰን? ደጋው፡ ብርድ፡

በጣም፡ ብርድ፡ እይደከም።

ነው?

የአዲስ፡ አበባ፡ ነጥላ፡ ነፍተኛ፡

አዎ፡ በጣም፡ ነፍተኛ፡ ነው።

ነው?

እቅካው፡ ወሰን? ምን፡ ዓይነት፡ ኦሪ

ባቋካ፡ ጤፍ፡ በቅኩ፡ ሉፍና፡ አቀር፡

ገ፡ ይበቅካሉ?

ይበቅካሉ።

ስኩ፡ ግብርና፡ የሚመጡ፡ ኢትዮጵያውያን

አዎ፡ ብዙ፡ ተመላሾች፡ ነኩ።

ን፡ እዚህ፡ ነኩ?

አዲስ፡ የግብርና፡ ዘዴ፡ አገሪቷን፡ ይረ

አዎ፡ የሚረዱት፡ ይመስሉኛሉ።

ዳ፡ ይመስሉኛሉ?

ጠጤ፡ ነጠቅኩ፡ እንደሆነ፡ የጎኛው፡

የጤፍ፡ እንደሆነ፡ ነው።

የተመዘ፡ ነው?

አረቆ፡ የሚሠራው፡ ነገራት፡ ዓይነት፡ ጥራ

አገብስ፡ ነጠቅኩ፡ ነጠቅኩና፡ ነገሩ፡ ነ

ጥራ፡ ነው?

ው።

ኮ፡ ከምን፡ ይጠቅማሉ?

ከዚያ፡ በጣም፡ ጥሩ፡ ነው።

ኮካሉ፡ ከዚያ፡ የሚሆኑ፡ ምን፡ ዓይነት፡

ሉፍ፡ ቀጠጣና፡ ገሎ፡ ናቸው።

እነሆች፡ ነኩ?

ጥያቄ

መልስ

እነዚህ የዘይት እህሎች የት በታ።
ይበቅካሉ?

በብዙ በታዎች ይበቅካሉ።

ከመሆኑ ገብራዎች እነዚህን የዘይት
እህሎች ወደፊት በብዙ ማብ
ቀሉ ይፈልጋሉ?

እዎ፣ ማብቀሉ የሚፈልጉ ይመስለኛ
ሉ።

ከጌዳም ወደ በገምድር እህሉ በ
ጁነት ለገጽ ሆኖ ተውቃኝሁ?

እንዳንዴ እንገልጻለን።

የዘይት እህሎችን ወደ ውጭ ከገር
ትሸግካኝሁ?

እዎ፣ እንሸግካለን።

ከዳብ የሚሆኑ እህሎች የትኞቹ
ናቸው?

ሰንዴና ከጁ ናቸው።

ጤፍ ከኢትዮጵያ ውጭ የተወቀ
እህሉ ነው?

ከኢትዮጵያ ውጭ የተወቀ ከይመስለ
ከጃም።

እገራችሁ ገቀካ፣ ከቀር፣ ሰንዴ፣ ከጁ
ና ገብሰ፣ ይበቅካሉ።

እዎ፣ ማናቸውንም ዓይነት እህሉ
ይበቅካሉ።

የመሬት ልሳን ሸክቆው ነው?

እዎ፣ ወለት ሸክቆው ነው።

ግራችሁን ከገር ዓየር ጠገይ
በጣም ጥሩ ነገር?

እዎ፣ በጣም ጥሩ ነገር።

ገደጋውና ከቆካው ዓየር ጠገይ የት
ኛውን ወደድኸው?

የደጋው ዓየር በጣም ቀዝቃዛ ከሆነ ነገር፣
እኩወደድሁትም። የቆካው ግን።

ሰከሚሞቅ ደህና ነገር።

ገዝቅተኛው በታ ውለት ጥራጥራ
ማብቀሉ ይቻላል?

እዎ፣ ብዙ ዓይነት ጥራጥራዎች ማብ
ቀሉ ይቻላሉ።

ጥያቄ

ግብርና፡ በጣም፡ ጥሩ፡ ሥራ፡ ይመስሉሃ
ኮ?

ጤና፡ ከኢትዮጵያ፡ ወደ፡ ውጭ፡ ከገር፡
ይሸጣኮ?

በኢትዮጵያ፡ ውስጥ፡ ብዙ፡ ኑግ፡ ተኮገ
ና፡ ጉኤ፡ ይበቅካኩ?

ያሜሪካ፡ ሕዝብ፡ ፍራፍሬ፡ መብካት፡
ይወዳኮ?

ያገይ፡ ወንዝ፡ ነገሶች፡ ሕንጻዎች፡
ተውቀካችሁ?

ገገይ፡ ወንዝ፡ ካይ፡ ብዙ፡ መርከቦችና፡
ጌራገዎች፡ ይሄዳኩ?

ኢትዮጵያ፡ ወደ፡ ውጭ፡ ከገር፡ የምትሾ
ጣቸው፡ ቆይታዎች፡ ምን፡ ዓይነት፡
ናቸው?

ኢትዮጵያ፡ ጌራገዳ፡ መርከብ፡ ጎረቤት
ች?

ከወይናደጋና፡ ከቆካ፡ ዓየር፡ የትኛውን፡
ይወዳኩ?

ከሜሪካ፡ ውስጥ፡ ጓብረት፡ ክከህ?

መልስ

ከዎ፡ በጣም፡ ጥሩ፡ ይመስሉኛኮ።

የከም፡ ከገር፡ ውስጥ፡ ሕንጻዎች፡ ወደ፡ ውጭ፡
ይሸጥሩ።

ከዎ፡ ብዙ፡ ዓይነት፡ ሕይወቶች፡ ይበቅ
ካኩ።

ከዎ፡ በጣም፡ ይወዳኮ።

የከም፡ ከዓውቅም።

የከም፡ ከይሄዱም።

ብዙ፡ ልዩ፡ ልዩ፡ ዓይነት፡ ናቸው።

ትንንሽ፡ ጌራገዳዎች፡ መሥራት፡ ችግራቸው።
መርከብ፡ ግን፡ መሥራት፡ ከችሉም።

ከ፡ የወይናደጋው፡ ዓየር፡ ይስማማኛኮ።

ብዙ፡ ከይደከም፡ ሕንጻዎች፡ ክከህ።

ድርሰት

ኪትሎድያ፡ በኪንዲስትሪ፡ የተራመድኛ፡ ንገር፡ ሰካሪሆነኛ፡ ክብዛኛው፡ ሕዝቧ፡
 የሚኖረው፡ በግብርና፡ ነው። ነመቶ፡ ዘጠና፡ ኢምሰት፡ የሚሆነው፡ ሕዝብ፡ በርሻ፡
 ካይ፡ ይገኛል።

ያሁኑ፡ የርሻ፡ ዘይ፡ ነጥጥ፡ በጣም፡ የተሻሻከ፡ ሆኖክል። ገንዳንድም፡ በ
 ታዎች፡ ገበሬዎች፡ የጥጥ፡ ዘይዎች፡ ይጠቀሙገኛዎል። ገብዛኛዎቹ፡ በታዎ
 ች፡ ግን፡ ገበሬዎች፡ ክዲሉን፡ የርሻ፡ ዘይ፡ በሰፊው፡ ይሠሩበታል። ሆኖም፡ ክዲ
 ሉን፡ የርሻ፡ ዘይ፡ በጠቅካይ፡ ግዛቶቹ፡ ሁሉ፡ ስማስፋፋት፡ ብዙ፡ ጊዜ፡ ያሰፈልጋ
 ላል።

የኪትሎድያ፡ ገበሬዎች፡ ሁሉን፡ ዓይነት፡ ክህል፡ ስማዝቀል፡ ይቻላሉ።
 ክብዛኛዎቹ፡ ግን፡ የሚያበቅኩት፡ ክህል፡ ጤፍ፡ ገፊካ፡ ክተር፡ ሰንዴ፡ ክጃ፡
 ገብሰ፡ በቅኩና፡ ክነዚህን፡ የመሳሰሉ፡ ናቸው። ደግሞ፡ ከዘይት፡ የሚሆኑ፡ ሌሎ
 ሌሎ፡ ክህሎች፡ ይበቅላሉ።

ጥያቄዎች

- ኪትሎድያ፡ በኪንዲስትሪ፡ የተራመድኛ፡ ንገር፡ ነች?
- በኪትሎድያ፡ ውስጥ፡ ዋና፡ ሠራ፡ ምንድን ነው?
- ያሁኑ፡ የርሻ፡ ዘይ፡ ክንዴት፡ ነው?
- ገበሬዎች፡ የጥጥ፡ ዘይ፡ ይጠቀሙበታል?
- ክዲሉ፡ የርሻ፡ ዘይ፡ በኪትሎድያ፡ ውስጥ፡ ይሠራበታል?
- የኪትሎድያ፡ ገበሬዎች፡ ምን፡ ያበቅላሉ?
- ሰካሪት፡ የክህል፡ ክይነቶች፡ ዳፍ?
- ምን፡ ዓይነት፡ የዘይት፡ ክህል፡ ገሚሪግ፡ ውስጥ፡ ይበቅላል?

ሠካሳ፡ ዘጠናኛ፡ ትምህርት

ጓግግር

ጅጓ

ከቶ፡ ገበያ፡ የኢትዮጵያ፡ ገበሬዎች፡ ም

ን፡ ዓይነት፡ ፍራፍሬ፡ እንደሚያገ

ቅኩ፡ ኢንግራች፡ ይቻላል?

ገበያ

ከዎ፡ እንደሌሎች፡ ሙዝ፡ ገበሬዎች፡ ነገር

ትርጓሜ፡ መንገድ፡ ገገገ፡ ርዕሰ

ን፡ ወይን፡ ያሉትን፡ ፍራፍሬዎች፡

ያገለግላሉ።

ከዚህም፡ በካይ፡ በጣጣ፡ ውስጥ፡ እን

ደ፡ እንደሌሎች፡ ቀን፡ ያሉ፡ ፍራፍሬዎች፡

ይገለግላሉ።

እንደሌሎች፡ በጠላት፡ ገቢ፡ ገቢ፡ ዓይነት፡ ይ

ገጠኑ።

ጅጓ

ጠላት፡ ገቢ፡ ገቢ፡ ዓይነት፡ እንደሌሎች፡ ያገ

ቅኩ?

ገበያ

በጣጣ፡ ጠላት፡ ዓይነት፡ እንደሌሎች፡ ያ

ሆነው፡ ሆኖ፡ ገጠኑን፡ ይገናኙ፡ ነገር

ት፡ ጠላት፡ ሆኖ፡ ገጠኑን፡ ይገናኙ፡ ገቢ፡

ዓይነት፡ ደግሞ፡ ይገለግላሉ።

ጅጓ

ገበሬዎች፡ ከነዚህን፡ ነገሮች፡ አመሽጥ፡

ነው፡ ወይን፡ ከሌሎች፡ ምግብ፡

ነው?

ገበያ

ከገ፡ ዛሬ፡ ድረስ፡ ከሌሎች፡ ጠላት፡

ነገር። ከሁሉን፡ ግን፡ አመሽጥ፡ ማገ

ቀኑ፡ ይገለግላሉ።

ጅጓ

አመሽጥ፡ ከኢትዮጵያ፡ ውስጥ፡ ጠላት፡ እን

ደ፡ ገቢ፡ ይገለግላሉ?

ገበያ

ከኢትዮጵያ፡ በኢንዱስትሪ፡ የሰጠውን፡ እን

ገር፡ ገቢ፡ ገቢ፡ ጠላት፡ ከኢንዱስትሪ

ዎች፡ ከሁሉን፡ ጠላት፡ አመሽጥ፡ ከሆነ

ደግሞ። ሆኖ፡ ከገንዘብ፡

ትገንጠ፡ ከኢንዱስትሪዎች፡ ከገቢ፡

ከገቢ፡ ይገናኛሉ።

ጁን

ከምሳኔ፡ ምን፡ ምን፡ ያይነት፡ ኢንዱስትሪዎች፡ ክኩዎችሁ?

ነበዩ

የጥጥ፡ የጣጣ፡ የሱጎር፡ የምስጣር፡ የሳሙና፡ የመጠጥና፡ የጠሰኩት፡ ኢንዱስትሪዎች፡ ክኩን።

ጥያቄና፡ መልስ

ጥያቄ

ከደከ፡ ከበገ፡ ከተማ፡ ከቅሬታ፡ ጠሰኩት፡ የሚሠሩበት፡ ኢንዱስትሪ፡ ክኩ?

መልስ

ከዎ፡ ክኩ።

ከሚገኘው ውስጥ፡ በነበርኩበት፡ ጊዜ፡ ጠሰኩት፡ ኢንዱስትሪዎች፡ ገጠኝህ?

ከዎ፡ ጠሰኩት፡ ትኩረት፡ ኢንዱስትሪዎች፡ ገጠኝኛኛሁ።

ከገጠኝህ ጋር፡ ክገሮች፡ መግባቱ፡ በኢንዱስትሪ፡ በጣም፡ ክፍ፡ ያካ፡ ማን፡ ነው?

ክኔ፡ ከገጠኝህ ጋር፡ ክገሮች፡ በኢንዱስትሪ፡ በጣም፡ ክፍ፡ ያካው፡ ከሚገኘው፡ ነው።

ክገርህ፡ ክጥጥ፡ ክሁን፡ ጠሰኩት፡ ኢንዱስትሪዎች፡ ክኩዎች?

ከዎን፡ ጠሰኩት፡ ኢንዱስትሪዎች፡ ክኩዎች።

የጣጣርና፡ ሠራ፡ ክገርህ፡ ውስጥ፡ ክሰሩላቱ፡ ሄዷል?

ከዎ፡ ክጥጥ፡ ክሁን፡ ክሰሩላቱ፡ ሄዷል።

ከኮሚሽንና፡ ክጣር፡ ክጥጥ፡ የሚሠሩት፡ መጠጠኞች፡ ክኩ?

ከዎ፡ ጠሰኩት፡ ክፍ፡ ክፍ፡ መጠጠኞች፡ ያሠሩላቱ።

ከኮሚሽንና፡ ትርጉም፡ ያመጣሉካሉ?

የከጣም፡ በጣም፡ የተከሰቱ፡ ፍሬዎች፡ ጥፋው።

ጥያቄ

መልስ

ብዙ፡ ብርቱግን፡ የሚያበቅሱ፡ ገበሬ፡
ደህና፡ ገንዘብ፡ መግኘት፡ ይቻላል፡
ይመስሉላሉ?

አዎን፡ ብርቱግን፡ ብዙ፡ ገንዘብ፡ ኪያ
መጣ፡ ይቻላል።

ትርጓሜ፡ መንገድ፡ ብርቱግን፡ ፓፓያና፡
ሮመን፡ በየጠቅካይ፡ ግዛቱ፡ ይገኛ
ኩ?

ሁኑም፡ አንድ፡ ጠቅካይ፡ ግዛት፡ ውስጥ፡
እየበቅኩም። ሆኖም፡ በየጠቅ
ካይ፡ ግዛቱ፡ ሲያገኙ፡ አንድ፡ ዓይነ
ት፡ ፍሬ፡ ይገኛበታል።

ገበሬዎች፡ እንደሌላ፡ ቀጋ፡ በብዙ፡ ይታ
ክካሉ?

አንዳንድ፡ ገበሬዎች፡ ጥቂት፡ እንደሌላ፡
ቀጋ፡ ይታክካሉ።

ገበሬዎች፡ ጎመን፡ ድንች፡ ነገሮች፡ ሶካ
ጣ፡ ለመጥፋት፡ ይገባ፡ ያበቅካሉ።

አዎን፡ ብዙ፡ ገበሬዎች፡ እንደሌላ፡ አቶ
ክላቶች፡ ያበቅካሉ።

ጥጥ፡ ከውጭ፡ አገር፡ ትገዛካችሁ፡ ወይ
ስ፡ ከውጭ፡ አገር፡ ትገዛካችሁ?

አዎ፡ ከውጭ፡ አገር፡ እንገዛለን።

የኩሚ፡ ጭማቂ፡ መጠጣት፡ ትፈልገህ
ይ?

የከም፡ የኩሚ፡ ጭማቂ፡ አልገዛለሁ።

ጥጥ፡ ሙዝ፡ መብላት፡ ትወዳለህ?
አሜሪካ፡ ውስጥ፡ ትርጓሜ፡ አይታይ
ታውቀላለህ?

የከም፡ አልገዛለሁ።
የከም፡ አይቆ፡ አይገዛለሁ።

ክሊቅ፡ የብርቱግን፡ ጭማቂ፡ ገዛለህ?

የከም፡ አልገዛለሁም። አሁን፡ መሄድና፡
መግዛት፡ እፈልጋለሁ።

የሮሜን፡ የገደብ፡ ፍሬ፡ ይመሰገናሉ?
አንት፡ ዓይነት፡ ጎመን፡ ድንች፡ አንድ
ገዛ፡ ትፈልገላለህ?

የከም፡ የፋክሪያ፡ ልቆ፡ ሲሆን፡
ሁከት፡ ዓይነት፡ ጎመን፡ ሁከት፡ ዓይነ
ት፡ ድንች፡ ግዛ።

ጥያቄ

መልስ

በሰዓት ሰዓት ሳይሆን ፍሬፍሬዎች
ትበካካህ?

ሦስት ሳይሆን ፍሬፍሬዎች ትበካካህ
ሁ።

ሁሉንም ገራት በሬት ሰጥጥህ፣ ሁሉንም
ም ትበካካኝሁ?

ሁሉንም ክይድህም። ነገር ግን ክንዳን
ዲ ትበካካክን።

ኪትሶኑ ውስጥ ድንገት በየቦታው ይበ
ቅካህ?

ምንም ክንዳን በጥቂት ቦታዎች ገይቦ
ቅኩ ገብተኛው ቦታዎች ይበቅካህ።

ገሚና ውስጥ ሰዓት ሳይሆን ሌላ
ሌላ ደገዎች ይገኛሉ?

በውነቱ ክካውቅም።

ሠጥጥ ገብተኛውም ጋር ይወዳሉ?

ክዎን፣ በጣም ጥሩ ነው።

ደገ ምን ሳይሆን መልኩ ክካው?

ብዙ ሌላ ሌላ ሳይሆን መልኩ ክካው።

የኩሚ ጥጥራት ገሰገሰ ጋር ይጣፍ
ጣህ?

ክዎን፣ በጣም ይጣፍጣህ።

ክሚና ውስጥ ቀጋ ይበቅካህ?

የከም ክኔ ክካየሁም።

ወይን ገዝተኛሁ መላካት ትፈላገክ
ኛሁ?

ክዎ ክንገዛህ ትበካካክን።

ከሌት የምትፈላገት ክንዲ ነው
ወይስ ዳቦ?

ከሌት የምትፈላገው ክንዲ ነው
ክንዲ ዳቦ ክይድህም።

ክነገብዳ የጎመን ወጥ በጣም
ይወዳሉ?

የከም ክይድህም።

ካዲሉ ዓመት ወደገርሽ ሄደሽ
የከም?

ክዎ ሄደሁ።

ከሚመጣው ዓመት ክውሮዳ ትሄ
ዲ የከም?

ክዎ ክንሄዳክን።

ጥያቄ	መልስ
ትናንት፡ እናታችሁ?፡- እያታችሁ፡ ሆኖ ም?	እዎ፡ እይተናኮ።
ዛሬ፡ ሰከውጭ፡ ጉዳይ፡ ሚኒስቴር፡ ትና ገር፡ ሆኖም?	እዎ፡ እናገራኩሁ።
ክልጅቶ፡ ጋር፡ ሸርሸር፡ መሄድ፡ እስከ ው፡ ሆኖም?	እዎ፡ እስላይኩሁ።
በሚመጣው፡ ሳምንት፡ ትዎቻ፡ ሆኖም?	እዎ፡ እንዎኛኩን።
እቶ፡ ኮማንዳ፡ እይተሸው፡ ሆኖም?	እዎ፡ እይቼዎኩሁ።
በሸከቅው፡ መገንጠል፡ ሉና፡ ተከካኝ ሁ፡ ሆኖም?	ሆኖም፡ እኮተገከኩንም።
ሸሚዝ፡ ገዝተሸኮኝ፡ ሆኖም?	ሆኖም፡ እኮገዛሁ ልይም።
ኮማንዳ፡ ተሰማ፡ ወዳዲስ፡ እስከ፡ ሄደው፡ ሆኖም?	እዎ፡ ሄደዎኩ።
በክሥር፡ ሰዓት፡ ሉና፡ መጠጣት፡ እስከ በው፡ ሆኖም?	ሆኖም፡ እካሰሱም።
ተማሪዎች፡ መጥተው፡ ሆኖም?	ሆኖም፡ እኮመጡም።
ገንዘብ፡ ያገኛ፡ ሆኖም?	እዎን፡ እገኛኩሁ።
ገንዘብ፡ እግኝተው፡ ሆኖም?	እዎን፡ እግኝቻኩሁ።
ሸሚግኮዎቻችን፡ ወደቤትህ፡ ጠርተሃቸ ው፡ ሆኖም?	እዎ፡ ጠርቻችኛዎኩሁ።
ነገ፡ እዲስ፡ ሸሚዝ፡ ትገዢኮኝ፡ ሆኖም?	እዎ፡ እገዛህሃኩሁ።

ድርሰት

የኢትዮጵያ መሬት፣ በጣም፣ ሃብተም፣ ስከሆና፣ ብዙ፣ ዓይነት፣ እንቅስቃሴ
 ችግር፣ ፍሬ፣ ፍሬዎች፣ ይበቅላሉ። ንቅናቄ፣ እንደ፣ ድንች፣ ንጋት፣ ሰላጣ፣ ሁሉ
 ሁሉም፣ ደግሞ፣ ገመገሞ፣ ይበቅላሉ። ገበያዎች፣ ጥቂቶች፣ እንቅስቃሴዎች፣
 ከሌላው፣ ምግብ፣ እያደረጉ፣ ብዙዎች፣ ይሸጣሉ።

በኢትዮጵያ ውስጥ፣ የሚገኙት፣ ፍሬ፣ ፍሬዎች፣ ብዙ፣ ዓይነቶች፣ ናቸው።
 ከምሳሌ፣ እንደ፣ ኦሚ፣ ሙዝ፣ ብርቱካን፣ ትርጉም፣ መጓደኛ፣ ፓፓያ፣ ሮማን
 ና፣ ወይን፣ የሚመጣሉት፣ ይበቅላሉ። እንዲያውም፣ ጊዜ፣ ፍሬ፣ ፍሬዎች፣ እየተሸጡ፣
 ከገበያዎች፣ የገንዘብ፣ ምንም፣ ሆኖታ።

በኢትዮጵያ ውስጥ፣ የሚገኙት፣ ኢንዱስትሪዎች፣ በጣም፣ ትኩረት፣ እያ
 ደረሱም። የጥጥ፣ የጫማ፣ የሰጠ፣ የምስጢር፣ የሰሙና፣ የብረት፣ የመ
 ጠጥ፣ የቤት፣ ዕቃ፣ ኢንዱስትሪዎች፣ በብዙ፣ ይገኛሉ። ወደፊትም፣ በጣም፣
 እየተስፋፋ፣ ይሄዳሉ።

ጥያቄዎች

- የኢትዮጵያ መሬት፣ እንዴት፣ ነው?
- ምን፣ ዓይነት፣ እንቅስቃሴዎች፣ ይበቅላሉ?
- እንቅስቃሴዎች፣ ከምን፣ ይጠቅማሉ?
- ኢትዮጵያ፣ የፍሬ፣ ፍሬዎች፣ እንገር፣ ናት?
- ምን፣ ዓይነት፣ ፍሬ፣ ፍሬዎች፣ ይበቅላሉ?
- ገበያዎች፣ ፍሬዎች፣ ይሸጣሉ?
- በኢትዮጵያ ውስጥ፣ የሚገኙት፣ የኢንዱስትሪዎች፣ ስም፣ ዝርዝር፣ ዳፍ።
- እንደ፣ እንገር፣ ኢንዱስትሪዎች፣ ከማስፋፋት፣ ምን፣ ማድረግ፣ ይገባዎታል?

ክርገኛ ትምህርት

ጓግግር

ጅን

እስቲ፡ እገኛለሁ፡ ሰከ፡ ጌትዮታይያ፡ ነገገ
ቶችና፡ የኢር፡ ክውሬዎች፡ ዓይነት፡
በጥቂቱ፡ ይገገሩኝ።

ነገገኛ

የጌትዮታይያ፡ ነገገኞች፡ ካም፣ በሬ፣ በግ፣
ፍየሎ፣ ክህያ፣ ፈረሰ፣ በቆሎ፣ ግ
መከና፡ እናዚህን፡ የመሳሰሉ፡ ና
ቸው።

የኢር፡ ክውሬዎች፡ ደግሞ፡ ክንገሰ፣
ዝሆን፣ ቀጭኔ፣ ነገር፣ ጅገ፣ ሓ
ኑካ፣ ቀበሮና፡ እናዚህን፡ የመ
ሳሰሉ፡ ናቸው።

ነዚህም፡ በካይ፡ እንደ፡ ውሻና፡ ድመት፡
ያሉ፡ የቤት፡ ክንከሳዎች፡ ይገኛሉ።

ጆን

እነዚህኛውን፡ ጊዜ፡ ጌትዮታይያ፡ ከውጭ፡
ክገር፡ የምትሸጣቸው፡ ምን፡ ዓይ
ነት፡ ነገሮች፡ ናቸው?

ነገገኛ

እነሁን፡ ወደ፡ ሥራ፡ ከመሄድ፡ ስከቸን
ስሁ፣ ሁሉንም፡ ለዚህም፡
ጊዜ፡ የከጃም። ግን፡ ዋናዎች፡
ቡና፣ ቶካና፡ የዘይት፡ እህሎች፡
ናቸው።

ጅን

እሺ፣ እነሁን፡ ሥራ፡ ካስፈታዎ፡ እስፈ
ልግምና፡ ይበሉ፡ ጤና፡ ይሰጥሉ
ኝ።

ነገገኛ

እሚን፣ ጤና፡ ይሰጥሉኝ።

ጥያቄና መከሰ

ጥያቄ

ብዙ፡ ዓይነት፡ ክንከሳዎች፡ እቤትህ፡
ውስጥ፡ ኩሉ?

መከሰ

ክዎን፣ ሁከት፡ የመሆኑ፡ የቤት፡ እን
ሰሳዎች፡ ኩሉኝ።

ጥያቄ

መልስ

እድሮ፡ ውስጥ፡ እውሬ፡ እይታህ፡ ታውቃ
ከህ?

አዎ?፡ በቀዳምከት፡ እንድ፡ እንበሳ፡
አየሁ።

የቤት፡ እንሰሳዎች፡ እድሮ፡ ውስጥ፡ ያድ
ሬኩ?

የከም፡ እያድራም። ሲያድራ፡ የድሮ፡ እው
ሬዎች፡ ይበኩዎቻቸው።

ከገዛኛው?፡ ጊዜ፡ የቤት፡ እንሰሳዎች፡
ምን፡ ዓይነት፡ ምግብ፡ ይመገገኩ?

አሱ፡ እንድ፡ እንሰሳው፡ ዓይነት፡ ነው።
ከምሳኔ፡ ውሻና፡ ድመት፡ ከገዛ
ኛው?፡ ጊዜ፡ ሥጋና፡ ወተት፡ ይመገ
ገኩ።

ብዙ፡ ዓይነት፡ ክግግሮች፡ ወደ፡ ውጭ፡ እን
ር፡ ትሸጣካችሁ?

የከም፡ እንሸጥም።

ገበሬዎች፡ ክግግሮችን፡ ከመሸጥ፡ ያረገ
ኩ?

አዎ፡ ያረገኩ።

ኪትዮድያ፡ ውስጥ፡ ክግግሮች፡ ማርገት፡
ትክክል፡ ሥራ፡ ነው?

አዎ?፡ ከገዛኛው፡ የኪትዮድያ፡ ሕዝ
ብ፡ የሚኖረው፡ በርሻና፡ ክግግሮች፡
በማርገት፡ ነው።

መሸጥ፡ የምትፈራረጡት፡ እንሰሳዎ
ች፡ የት፡ ትሸጡዎቻቸው?

አገበያ፡ እንወሰድና፡ እንሸጣቸዋለን።

ገበሬዎች፡ ብዙ፡ ክግግሮች፡ አኩዎቻው?

አዎ፡ ብዙ፡ ክግግሮች፡ አኩዎቻው።

ወገ፡ ገሰገሰ፡ ሥፍራ፡ እንሰሳዎች፡
ይኖራሉ?

አዎ?፡ ይኖራ፡ ይመሰክራሉ።

ክግግሮች፡ ማርገት፡ ትክክል፡ ጥቅም፡ እን
ከው?

አዎ?፡ በጣም፡ ብዙ፡ ጥቅም፡ አለው።

ጥያቄ

መልስ

እንዴት ሰው፡ ሲያድን፡ በጣም መጠን ቀቅ፡ ያስፈልገዋል?

እዎን፡ በጣም መጠን ቀቅ፡ ያስፈልገዋል።

ጊደኛህ፡ እንዴት ክድን፡ ማደን፡ ይወዳል?

እዎን፡ በጣም ይወዳል።

ይህኛው ፈረስ፡ ነዚያኛው ይበልጣል?

በጣም ክደድከም።

ኢትዮጵያው ሰው፡ ወጣቶች፡ ክድን ያድናሉ?

እዎ፡ ትንንሽ፡ ከውጫዎች፡ ያድናሉ።

ከወተት፡ የሚሆኑት፡ እንደሰላምቶች፡ በጣም ጎደቱ፡ ናቸው?

በጣም የተወቀቸው፡ ካም፡ ናት። ነገር፡ ግን፡ ግመልና፡ ፍየል፡ ደግሞ ወተት ይሰጣሉ።

እርስዎ የግመልና፡ የፍየል፡ ወተት ጠጥተው ያውቃሉ?

የከም፡ ጠጥቶ፡ ከካውቅም።

ጎደቱ፡ ከውጫዎች የሚገኙበትን ደር፡ ከተሰጠች፡ ትችላላህ?

የከም፡ ካሳይዎ፡ ክኮች ከም። ምክንያትም፡ ስለሚሰጡት ነው።

ነገረዎንና ነገረሰላም፡ የቱ፡ ትኩረት ነው? ቀጭን፡ የሌት፡ እንደሰላም ናት?

ነገረሰላም፡ ዝሆን፡ በጣም ትኩረት ነው። የከም፡ የደር፡ ከውጫ ናት።

ኢትዮጵያው ሰው፡ የነገር፡ ቆይታ ይሸጣል?

እዎ፡ ነገር፡ ያሉ ገንዘብ ያወጣል።

ተኩረት፡ ቀበሮ ይመሰገናሉ?

የከም፡ በጣም ክደመሰገናሉ።

እዚህ ክገር፡ ጅብ፡ ክደተው ያውቃሉ?

የከም፡ ክመጣሉ፡ ጅብ፡ ክሰጡ። ጅብ፡ ክካላሉ።

ጥያቄ

መልስ

እንድ፡ በጣም፡ ጥሩ፡ የወተት፡ ካም፡

እንድ፡ መቶ፡ ብር፡ ያህሉ፡ ታወጣኮች።

ሰንት፡ ብር፡ ታወጣኮች?

የርቫ፡ በሬ፡ ምን፡ ያህሉ፡ ያወጣኮ?

እሱ፡ በጣም፡ ውድ፡ ነው።

የቤት፡ እንሰሳ፡ ክርብተህ፡ ታወቃለህ?

የከም፡ እካረገሁም።

ጣመክን፡ ነቀጭ፡ መከረት፡ ይቻላል?

እዎ፡ ሁከቱ፡ የተከደረ፡ እንሰሰች፡

ስከሆኑ፡ መከረት፡ እስቸጋሪ፡ እይ

ደከም።

ከበቅኩና፡ ነገረሰ፡ የትኛው፡ ቅን፡

ፈረሰ፡ ሁሉጊዜ፡ ቅን፡ እንሰሰሳ፡ ይገሳ

እንሰሰሳ፡ ነው?

አ።

ከበቅኩና፡ ነገረሰ፡ የትኛው፡ ብዙ፡

በቅኩ፡ ነገሩ፡ ያከ፡ ገንዘብ፡ ያወጣኮ።

ገንዘብ፡ ያወጣኮ?

እመሪካ፡ ውስጥ፡ እህያ፡ እይተህ፡

የከም፡ እይቆ፡ እካውቅም።

ታወቃለህ?

ያገኝህ፡ ሥራ፡ ክብት፡ ማርገት፡ ነው?

እዎን፡ ክብት፡ ማርገት፡ ነው።

እቤትህ፡ ውስጥ፡ ድመት፡ እኮህ?

እዎ፡ ሁከት፡ ድመት፡ እኮች።

ውሻዎ፡ ጥሩ፡ ነው?

እዎን፡ በጣም፡ ጥሩና፡ ቅን፡ ነው።

ድርሰት

በኪትዮድያ፡ ውስጥ፡ ብዙ፡ ልዩ፡ ልዩ፡ ዓይነት፡ ክብቶች፡ የቤት፡ እንሰሰች

ና፡ የደር፡ እውሬዎች፡ ይገኛሉ። እንዳንድ፡ የደር፡ እውሬዎች፡ በኮከቶች፡ እገር

ቸ፡ ውስጥ፡ ስከሆኖች፡ እየተሸጡ፡ ወደ፡ ውጭ፡ እገር፡ ይሄዳሉ።

በጠቅላላው፣ በብዙ፣ የሚገኙት፣ ነጠቶች፣ እንደ፣ ካም፣ በሬ፣ በግ፣ ፍ
 የሌ፣ ኦህያ፣ በቅኩ፣ ፈረስ፣ ግመሬ፣ የመሳሰሉ፣ ፍቶሙ። እነዚህም፣ ነጠቶች፣
 ከብዙ፣ ነገሮች፣ ስከሚያገካግኩ፣ ገበሬዎች፣ ሁኑ፣ እንደነዚህ፣ ያኑ፣ ነጠቶች፣
 ከኩዎቻው።

እንዳንድ፣ ሰዎች፣ በቦታቸው፣ ውስጥ፣ ውሻ፣ ድመት፣ እንደ፣ ከማዳ፣
 ከንሰሳ፣ ያስቆምጣኑ።

ነዲር፣ ከውሬዎች፣ ዋፍ፣ ዋፍቶች፣ ከንበሳ፣ ዝሆን፣ ነጠር፣ ቀጭፍ፣
 ጅብ፣ ተኩካ ቀበሮ፣ እነዚህን፣ የመሳሰሉ፣ ፍቶሙ። የዲር፣ ከውሬዎች፣
 ከማዳን፣ በሕግ፣ የተከከከከ፣ በመሆኑ፣ ማንም፣ ሰው፣ ያከፈቀድ፣ ኪያድን፣
 ከይችሉም።

ጥያቄዎች

- በኢትዮጵያ፣ ውስጥ፣ ነጠቶች፣ ይገኛሉ?
- የነጠቶችን፣ ስም፣ ጥራ።
- በኢትዮጵያ፣ ውስጥ፣ ምን፣ ዓይነት፣ የዲር፣ ከውሬዎች፣ ይገኛሉ?
- ከምን፣ እንዳንድ፣ የዲር፣ ከውሬዎች፣ ወደ፣ ውጭ፣ ከገር፣ ይካገሉ?
- ነጠቶች፣ ከምን፣ ያገካግኩ?
- ድመቶች፣ የት፣ ይኖራሉ?
- ውሻ፣ ከምን፣ ይጠቅማሉ?
- ማንም፣ ሰው፣ ከማዳን፣ ይቻላል?
- ቀበሮ፣ ጅብ፣ ከሜሪን፣ ውስጥ፣ ይገኛሉ?
- በከሜሪን፣ ውስጥ፣ የሚገኙትን፣ የዲር፣ ከውሬዎች፣ ስም፣ ጥራ?

ከርባ፡ ክንደኛ፡ ትምህርት

ገግግር

ጆን

ሀኩ፡ ማዘሪያ፡ ክገኝኸኛ፡ ያገር፡ ግዛ
ት፡ ማደከቀር፡ ክገናኚኛ።

ክገገገር

ክመ፡ ጋር፡ ከመገናኛት፡ ይፈክጋሉ።
ጌታዬ?

ጆን

ክከመ፡ ክፍኩ፡ ዋና፡ ዲጌክተር፡
ክቶ፡ ክገባድ፡ ጋር፡ ከመከገገር፡
ክፈክጋሉ።

ክገገገር

ጥቂት፡ ይቆዩ፡ ክገናኝዎታሉ።

ክገባድ

ክገባድ፡ ነኝ። ማን፡ ልባኩ፡ ጌታዬ?

ጆን

ክኔ፡ ሉክ፡ ነኝ። በውኩ፡ መሠራት፡
ያዋኸን፡ ወንዝ፡ ግድብ፡ ሥራ፡ ከመ
ጂመር፡ የመጣሁ፡ ዋና፡ መሐንዲ
ስ፡ ነኝ።

ክገባድ

ክዎ፡ ክከተውሳሉ። ክንደኛዎን?

ክኩ፡ ክቶ፡ ሉክ፡ ነኝ? መምጣትዎ

ን፡ በተሰፋ፡ ክንጠግበቅ፡ ነበር።

ክገርዎ፡ መቼ፡ መጡ?

ጆን

ክኢስ፡ ከበገ፡ ክገገሁ፡ ሁከት፡ ቀን፡
ሆኖኛኩ።

ዳኅግን፡ ጉዞዬ፡ በጣም፡ ሊጅም፡ ስከ

ነበርኛ፡ ስከክገመኛ፡ ክዘህ፡ ቀዶ

ም፡ ብዬ፡ ክርከዎ፡ ዘንድ፡ ልመ

ጣ፡ ክከፍክሁም።

ክገባድ

ምንም፡ ክይደኩ። ክሁን፡ በቂ፡ ዕረፍ

ት፡ ክገኙ?

ጆን

ክዎ፡ በቂ፡ ዕረፍት፡ ክግኝቻሉ።

ክሁን፡ ግን፡ ክኢሉ፡ ያዋሽ፡ ግድብ፡

የመሠራበትን፡ ቦታ፡ ከማየት፡

ክፈክጋሉና፡ ዕረፍታዎን፡ ያዶ

ርጉክኛ፡ ዘንድ፡ ክከምናሉ።

ክገባድ

በደስታ። ከመሆኑ፡ መቼ፡ ከመሄድ፡

ክስበዎኩ።

ጅን

በሚመጣው ጎረቤት መገናኛት፡

ካዲስ፡ ከበገ፡ ከመካከት፡ ቅርጫ

ከሁ።

ክበደ

በጣም፡ ጥሩ፡ ነው። ጉዞው፡ እንዲቀና

ከዎ፡ ተሰፋ፡ እድርጋክሁ።

ዳኑ ገን፡ ከመሄድዎ፡ በፊት፡ በዚህ፡

ጎረቤት፡ ውስጥ፡ ተገናኝተን፡ ራት፡

እነሱን፡ ተገናኝተን፡ ተገናኝተን፡

መከፋፈል፡ ጎረቤት፡ እንዲቀርብ።

ጅን

ዳኑ ጥሩ፡ ነው።

እንግዲያው፡ የሚመጥን፡ ጎረቤት፡ ያስ

ታውቁኝና፡ ጊዮን፡ ሆኖ፡ ይሁን፡

እንገናኝ።

ክበደ

መከፋፈል፡ ነው። ቅዳሜ፡ ከምሽቱ፡

በሁከት፡ ጎረቤት፡ ተገናኝተን?

ጅን

ተሰማሚ፡ ነው።

ክበደ

እስከዚያ፡ ድረስ፡ እንዲሁ፡ መጥቶው፡

ጥያቄዎች፡ እንዲሁዎች፡ ሲጠይቁ

ኛ፡ ከመመከት፡ ፈቃድኛ፡ ነኝ።

ጅን

እንግዲያው፡ ነገ፡ ጎረቤት፡ ጎረቤት፡ እንዲ

ሮዎ፡ ድረስ፡ መጥቶ፡ ጥያቄዎች

ን፡ ከማቅረብ፡ እንዲሁ።

ክበደ

እኛ፡ በዚህ፡ ጎረቤት፡ እንጠብቅዎታለሁ።

እስከጎረቤት፡ ድረስ፡ ጠፍ፡ ይሁን

ጥሩኝ።

ጅን

እሚን፡ ጠፍ፡ ይሁን፡ ጥሩኝ።

ጥያቄና፡ መከሰ

ጥያቄ

መከሰ

ዛሬ፡ ከጎረቤት፡ በኋላ፡ እኩሚ፡ ዘንድ፡ ትህ

ዳክህ?

ዛሬ፡ መሄድ፡ እኩሚክም።

ጥያቄ

መልስ

ካንፋኅሽ፣ ጋ፣ ያከውን፣ ሰውዬ፣ ሰዓም፣ ታ
ውቀዋለህ?

አዎን፣ ነውቀዋለሁ።

አንታይ፣ ዘንድ፣ ደርሶህ፣ መጣህ?

የከም፣ ገና፣ አሁን፣ ስህድ፣ ነው።

ጥፋኅሽ፣ ካዲሱ፣ ክበግ፣ ስትመጣ፣ የም
ታርፈው፣ አማን፣ ዘንድ፣ ነው?

አግቶ፣ ዘንድ፣ ይመስለኛል።

ከረፍት፣ መሄድ፣ የምትፈልጉ፣ አግታች
ሁ፣ ዘንድ፣ ነው?

አዎ፣ አግታችን፣ ዘንድ፣ ነው።

አግድሱ፣ ጋ፣ የቅሙት፣ ሰዎች፣ መሐን
ዲሶች፣ ናቸው?

የከም፣ ዋናው፣ ዲሌክተርና፣ ደሐፊው፣
ናቸው።

አመሐንዲሱ፣ ዘንድ፣ ሄዳችሁ፣ ስከምን፣
ተጫዋዊታችሁ?

ስከ፣ ግድሱ፣ ነው።

አፎና፣ ለማ፣ ዘንድ፣ ያከው፣ ጋዜጣ፣ የመጻፍ
አንድሆነ፣ ታውቃለህ?

የከም፣ አናውቅም።

አመሐንዲሱ፣ ጋ፣ ያከውን፣ ጁሳግ፣ ትወ
ስዲት፣ ዘንድ፣ ማን፣ ነገራችሁ?

አንድ፣ ሴት፣ ነገራችን።

አዚህ፣ ሆቆል፣ ውስጥ፣ አኖር፣ ዘንድ፣ ይ
ፈቀድልኛል?

አዎ፣ ይፈቀድልኛል።

ጥፋ፣ ሲኒማ፣ ታዬ፣ ዘንድ፣ ነገሶች፣ ጋር፣
መምጣት፣ ትፈልጋለህ?

አዎ፣ መምጣት፣ አንፈልጋለሁ።

አዚህ፣ ጋ፣ የወሰዳችሁትን፣ አንቀሳቂ፣
የት፣ አደረግታችሁት?

አቤት፣ ውስጥ፣ አደረግነው።

አዚህ፣ ነገመጣችሁ፣ ዘንድ፣ ከምን፣ ሲኒ
ማ፣ አይታችሁ፣ አትሄዱም?

ጥፋ፣ ሲኒማ፣ ካሉ፣ አናያለን።

ጥያቄ

መልስ

እንዴት እንገር፡ ሃገራዊ ጥያቄ፡ ዘንድ፡ ሞት፡

ብዙ፡ ሠራተኞች፡ ያስፈልገዋል።

ማድረግ፡ ያስፈልገዋል?

በቀዳምነት፡ እሳታገደው፡ ጋ፡ የነገረው፡

እዋ፡ እኔ፡ ዘንድ፡ ነው።

ሰውዬ፡ ከሁኑ፡ ከንታ፡ ዘንድ፡ ነው?

እዋ፡ ከውቃክሁ።

እኛ፡ ዘንድ፡ የነገረውን፡ ሰውዬ፡ ታውቃ

ከህ?

ጎረቤት፡ ይሸጥኩኝ፡ ዘንድ፡ የነገርሁት፡

የሰው፡ ዛሬ፡ ከካረባትም።

ሰውዬ፡ ከንታ፡ ዘንድ፡ መጥቶ፡ ነገ

ር?

ፎርሙ፡ ይሞኩት፡ ዘንድ፡ ለጠላቸው?

እዋ፡ ለጠላቸው።

እድንገት፡ ውስጥ፡ እንታፍ፡ ዘንድ፡ ፈቃድ፡

እዋ፡ ፈቃድ፡ ያስፈልገዋል።

ያስፈልገዋል?

ያስፈልገውን፡ ደግሞ ዘንድ፡ እናገኝ፡ ዘንድ፡

ከዲጌክተሩ፡ መገገር፡ ያስፈልገዋል።

ምን፡ ማድረግ፡ ያስፈልገዋል?

እጥፍሽ፡ ዘንድ፡ ያሰውን፡ ገንዘብ፡ ወሰድ

የሰው፡ እኩወሰድሁትም።

ክው?

እመሐንዲሱ፡ ዘንድ፡ እንዴት ወሰደው፡

የሰው፡ ገዳ፡ እኩወሰድሁትም። ብቻ፡

የነገርሁህን፡ መገገር፡ ገዳ፡ እኩወ

ዛሬ፡ ክሰዳት፡ በኋላ፡ እውስጥክሁ።

ሰድክውም?

የገበያ፡ ባክሮት፡ ከንታ፡ ዘንድ፡ መጥታ፡

እንዴት፡ ቀን፡ ብቻ፡ ውኅ፡ ወዳገርዋ፡ ተ

ሰንት፡ ቀን፡ ለነገሩት?

መከሰት።

ከሞ፡ ከመሥሪያ፡ ቤቱ፡ ተሰጥቶ፡ እሞ፡

እናቱ፡ እገታ፡ ዘንድ፡ ሄደ።

ዘንድ፡ ሄደ?

ጥያቄ

መልስ

ጥሩ ነሽ። ንሁት፣ ኦሚን፣ ዘንድ፣ ናት?

አጎቷ ና፣ አጎሰቷ፣ ዘንድ፣ ናት።

ዛሬ፣ ምሳቸሁን፣ ትጠጡ፣ ዘንድ፣ ኦሚን፣
ዘንድ፣ ኦሚን ምን?

ዛሬ፣ መሄድ፣ አንቅጥ ምን፣ ነገ፣ ግን፣ አጎ፣ ግን፣
ኦሚን፣ ይሆናል።

ዛሬ፣ አጎ፣ ጋ፣ ትመጡ፣ ዘንድ፣ ማን፣ ነገሬ
ቸሁ?

ወይዘሮ፣ ጥሩ ነሽ፣ ነገራችን።

ብዙ፣ ገንዘብ፣ አለህ?

አገራዊ፣ የሰዓት ምን። ወይዘሮች፣ ግን፣ ይሆናሉ።
ይሆናል።

አንድ፣ የሌላ፣ ሌላ፣ ጠቅላይ፣ አሜሪካ
ካ፣ ተመጣች፣ ነገር?

አዎን፣ በዚህ፣ ፋሽን፣ አመጣች፣ ነገር።

ብዙ፣ የገንዘብ፣ ሰቃይ፣ ለግን፣ አሜሪካ፣ ትሰ
ጭዋክሽ?

አሁን፣ ማን፣ ማን፣ አሰጣጥ አለ።

ፎቃውን፣ አመጡ ስህ፣ መቼ፣ ትመጣህ?

ነገ፣ ጊዜ፣ ስለሚሆን፣ አመጣህ።

ዛሬ፣ ነገሩን፣ በኋላ፣ ጊዜ፣ ለግን፣ አሜሪካ፣
አሁን ምን፣ ለጊዜ፣ አንቅጥ ምን?

አሁን ምን፣ ለጊዜ፣ ለጊዜ፣ ለጊዜ፣ አሁን ገን።

ድርሰት

አንድ፣ የሰዓት፣ የሚገቡት፣ አሜሪካ ምን፣ መሰረት፣ ስለሚሆን፣ ወንድ፣ ግን፣ ግን፣ ግን፣
ትሰቃይ፣ መንግሥት፣ ጋር፣ ገደረጉት፣ ውሳኔ፣ መሠረት፣ ነገራቸው፣ በተገቡ፣ በሁከተላች
ው፣ ቀን፣ አሁን፣ አሁን፣ ግን።

ነገራችን፣ ጊዜ፣ የተገቡ፣ በግን፣ አሁን ምን፣ ነገር፣ ሁከት፣ ቀን፣ ይህ፣ በሆኑ
ከ፣ ውሳኔ፣ ነገራችን፣ በኋላ፣ አንድ፣ ነገር፣ በሁከት፣ ተገንጥተው፣ ስለመመጣቸው።

ከገንዛታዎቻው፣ በኋላ፣ መቼ፣ መገናኛት፣ እንደሚችሉ፣ ቀጠሮ፣ ጠየቁ።

እቶ፣ ነጠዳ፣ በደስተኛ፣ ድምፅ፣ እንገንገን፣ ደህና፣ ገቡ፣ ነኩዎቻው፣ በኋላ፣
ሰካሚ፣ ወራ፣ ጠየቁዎቻው። ከዚያም፣ ጥቂት፣ ካወሩ፣ በኋላ፣ ከሚመጣው፣
ቅዳሜ፣ በሁከት፣ ሰዓት፣ ጊዜ፣ ሆኖ፣ እንገናኛ፣ ተገብኩል፣ ተከያደ።

ጥያቄዎች

- እቶ፣ ዮሐንስ፣ ወደ፣ ኪትዮ፣ ከምን፣ መጡ?
- እቶ፣ ዮሐንስ፣ ስኮክ፣ ከምን፣ ደወኩ?
- እቶ፣ ነጠዳ፣ እቶ፣ ዮሐንስ፣ በስኮክ፣ ስከምን፣ ተነጋገሩ?
- እቶ፣ ዮሐንስ፣ የየት፣ አገር፣ ሰው፣ ናቸው?
- ግድቡ፣ የሚሠራው፣ የት፣ ነው?
- እቶ፣ ነጠዳ፣ እቶ፣ ዮሐንስ፣ መቼ፣ ከመገናኛት፣ ተሰማው?
- በስኮክ፣ ስንት፣ ሰዓት፣ ነው?
- ባሚ፣ ውስጥ፣ ስካሎት፣ ትክክል፣ ግድቦች፣ ንገረኛ።

ክርግ፡ ሁከተሮ፡ ትምህርት

ንግግር

ክበደ

እንጂን፡ ደህና፡ መጡ። ከገሩን፡ ተካመዱ

ት?

የሐንሰ

ሞንም፡ ክህክ። ገሩ፡ በመካመድ፡ ካይ፡

ነኝ።

ክበደ

በወምበሩ፡ ካይ፡ ይቀመጡ።

የሐንሰ

እግዚአብሔር፡ ይስጥከኝ። እንደሰማ

ሁት፡ ያዲስ፡ ክበግ፡ ዓየር፡ በግም፡

መክኘም፡ ነው።

ክበደ

በረድ፡ ጠቻ፡ የሐንም፡ እንጂ፡ ዓየሩስ፡ በ

ግም፡ ክስደሰኝ፡ ነው።

ከመሆኑ፡ ሻይ፡ ወይስ፡ ጉሩ፡ ይምጣክዎ

ት።

የሐንሰ

ጉሩ፡ ክመርጣክሁ። ክመሰግኛክሁ።

ክበደ

ጉሩው፡ ክስገመጣ፡ ድረስ፡ ስካዎሽ፡

ወንዝ፡ ግድብ፡ ያኩዎትን፡ ጥያቄዎች፡

ኪጠይቁኝ፡ ይኝካኩ።

የሐንሰ

ከግድቡ፡ የታቀደው፡ በታ፡ በግም፡ ተሰ

ማሚ፡ መሆኑን፡ ክከመሆኑን፡ ክካ

ውቅም። ምን፡ ይመስልክዎታክ?

ክበደ

ያዎሽ፡ ወንዝ፡ ሸክቆ፡ በደንብ፡ ውሃ፡ ነገ

ገኝ፡ በግም፡ ከም፡ ይሆናክ፡ ተብ

ኩ፡ የሚገመት፡ በታ፡ ነው።

ዳሩ፡ ግን፡ ውሃ፡ ገክማግኝቱ፡ ሸክቆው፡

ገጠር፡ ሆኖ፡ ቀርቷክ።

በታውን፡ ሂደው፡ ገዶት፡ ጊዜ፡ የሸክቆ

ውን፡ ሃብታምነት፡ ኪረዱት፡ ይኝካ

ኩ።

የሐንሰ

የኪትሶድያ፡ መንግሥት፡ ግድቡን፡ ከመ

ሥራት፡ ያሰበው፡ ከመስኖ፡ ጠቻ፡ ነ

ው፡ ወይስ፡ ክክትገኛክ፡ ኃይሉ፡ ጭ

ምር፡ ነው።

ክበደ

ከግዜው፡ የመንግሥቱ፡ ዋና፡ ዓክማ፡ ከመ

ሰዓ፡ ብቻ፡ ነው።

ክዚያ፡ በኋካ፡ ኪኻኻል፡ የመገገውን፡

ነገር፡ እናሰግክን።

ነገር፡ ግን፡ እሌከዎ፡ በታውን፡ እንገንታው፡

በመመጣብት፡ ጊዜ፡ እሰተያየትዎ

ን፡ በጤግርዎ፡ ካይ፡ እንደገልጹልኩን፡

እንገልገላለን።

ጥያቄና፡ መልስ

ጥያቄ

መልስ

ኾግርህን፡ ከማን፡ ልትነግረው፡ ትፈልጋለህ

ህ?

ምናልባት፡ ከገክቤ፡ እንግራት፡ ይሆናል።

ልጅኾሽን፡ ከመገባሽ፡ በኋካ፡ እነገራሽኛ፡

ወደ፡ ሲኒማ፡ ቤት፡ መሄድ፡ ትፈልጉ

ጊያክሽ?

እዎ፡ ነገንተ፡ ጋር፡ መሄድና፡ ሲኒማ፡ ማየ

ት፡ በጣም፡ ደስ፡ ይከኛል።

የሰጠህን፡ ሱና፡ በጣም፡ ጣፋጭ፡ ነገር?

ጥሬ፡ መዝ፡ በጣም፡ መጠጠ፡ ነው?

የኢትዮጵያ፡ ድምፅ፡ የመገኘት፡ ጊዜጣ፡

የመዳኔው፡ ኢትዮጵያ፡ ውስጥ፡ ነው?

ሳከፈረን ሳይ፡ እንገር፡ እንድንታወጠካችሁ፡

ሴትዎዎን፡ ጠየቃችኋት?

እዚህ፡ መንደር፡ የመገናኛትን፡ ሰዎች፡ ስን

ም፡ በመኩ፡ ታውቃህህ?

እዎ፡ በጣም፡ ጣፋጭ፡ ነገር።

በጣም፡ መጠጠ፡ እይደከም።

እዎ፡ እደስ፡ እበገ፡ ከተማ፡ ውስጥ፡ ነ

ው።

እዎ፡ ጠርተናታል። ምናልባት፡ ነገ፡ ት

መጣና፡ ታወጠኩን፡ ይሆናል።

እዎ፡ እውቃህሁ።

ጥያቄ

መልስ

ያቶ፡ ከመገን፡ ሃብተምኅን፡ የሰማይ፡ ነገ

ገገደኛዬ፡ ሰማሁ።

የት፡ ነው?

ግድቡ፡ የሚያሰጠኛል፡ ከመስኖ፡ ነው።

ከሁከቱም፡ ኪሆን፡ ይችላል።

ወይስ፡ ከክትጌታ?

ወደ፡ ከሚገኝ፡ የምትሄድ፡ ብቻይን፡

የከም፡ ከክስቲና፡ ክጉቲ፡ ጭምር፡ ነገ፡

ነው?

ጋር፡ ይሄዳሉ።

ትምህርታችሁን፡ ነገረሁችሁ፡ በኋላ፡

ወዳገጠችን፡ ተመልሱን፡ ከመገገሙታችን፡

ዓካማችሁ፡ ምንድን፡ ነው?

ከመሥራት፡ ነው።

ስከ ትናንቱ፡ የግግር፡ ክስተያየታችሁ፡ ምን

ክፍ፡ በጣም፡ ጥሩ፡ የግግር፡ ይመስላል

ድን፡ ነው?

አ።

ከንተ፡ ለከሱ፡ ምን፡ ዓይነት፡ ልጋር፡ ትሰ

ክፍ፡ ይህን፡ ልጋር፡ ከሰጣክሁ።

ጣካይ?

ክሴትህ፡ ክጠገብ፡ ምንጭ፡ ክከ?

ክዎን፡ ክንድ፡ በጣም፡ ትጠቅ፡ ምንጭ፡ ክከ።

ይሁሉ፡ ክጠገ፡ ክተማ፡ ክሰተሰፋ፡ ሄድ?

ክዎ፡ ተሰፋ፡ ፍቷል።

ዋጋው፡ ክክሥር፡ ብር፡ ሲያገሱ፡ ትገዛዎክ

ክዎ፡ ክገዛዎክሁ።

ይ?

ሲያገሱ፡ ክሥር፡ ብር፡ ይመጣ፡ ይመስላል

ክዎ፡ ክሥር፡ ብር፡ ጠቅሞት፡ ትች

አ?

ካካይ።

የሰውቶው፡ መልኩን፡ ክንዴት፡ ያከ፡ ነው?

በጣም፡ ቀይ፡ ነው።

ከምን፡ ከማ፡ ክንዴ መጣ፡ ክትጌታ ግም?

ሥራ፡ ሰከሚያሰጠኛል፡ ነው።

የከማ፡ ሴት፡ ትጠቅ፡ ነው?

ምንም፡ ክይል።

ትናንት፡ የጠካችሁት፡ ራት፡ ጥሩ፡ ነገር?

ምንም፡ ክይል።

ጥያቄ	መልስ
ሰዓትህን፡ ወደድህረት?	ምንም፡ ክትሉ።
የክደስ፡ ክበገ፡ ሕዝብ፡ ግምት፡ ብዙ፡ ነው?	ምንም፡ ክይሉ።
ልጆቻዎ፡ ተሻካቸው?	ምንም፡ ክይሉ።
ራስዎን፡ ተሻካዎት?	ምንም፡ ክሉሉ።
ቀኑ፡ ብርድ፡ ነው?	ምንም፡ ክይሉ።
ዋሽንግቶን፡ መቀት፡ ነው?	ምንም፡ ክይሉ።
ከተማዎ፡ ክየተሰጥሩት፡ ሂደት?	ምንም፡ ክትሉ።
ዳቦው፡ ጣፋጭ፡ ነው?	ምንም፡ ክይሉ።
ከጠላቶህ፡ ደህሩ፡ ልጅህ?	ምንም፡ ክትሉ።
ደህሩ፡ ልጅህ?	ምንም፡ ክትሉ።
ዓይንህን፡ ተሻካህ?	ምንም፡ ክሉሉ።
ጥሩ፡ ተማሪዎች፡ ልጅህ?	ምንም፡ ክይሉ።

ድርሰት

- የሐንሰ፡- የኪትዮድያ፡ ገበሬዎች፡ በጣም፡ ብርቱ፡ መሆናቸውን፡ ክውቃህሁ።
ክሁን፡ ክብዛኛዎቹ፡ ገበሬዎች፡ የት፡ ክንደሚኖሩ፡ ልትነግረኝ፡ ትችላህ?
- ከሙ፡- ብዙዎቹ፡ ገበሬዎች፡ በሮሻቸው፡ ክጠገብ፡ በሚገኙት፡ በትንገሽ፡ መጓድ
ሮች፡ ውስጥ፡ ይኖራሉ።
- የሐንሰ፡- ከብት፡ ክርባ፡ በሰፊው፡ በኪትዮድያ፡ ውስጥ፡ ይገኛሉ?
- ከሙ፡- ክዎን፡ ግማሾች፡ ገበሬዎች፡ የሚገኙት፡ በክርባ፡ ሲሆን፡ ግማሾች፡ ደግሞ፡
በብት፡ በሚገኙት፡ ነው። ከመሆኑ፡ ወደዚህ፡ ክገር፡ ክመጣህ፡ ጅምር፡
ከብትች፡ ክይተህ፡ ክታውቅም?

የሐንሰ:- ብዙ ክብሮች፣ በየመንገዱና በየጋራው፣ ከጠገብ፣ ከይቻካሁ። ከመሆኑ፣
ገበሬዎች፣ ክብሮቻቸውን፣ ክንዴት፣ ክድርገው፣ ይጠብቃሉ?

አማ:- ክድሉ፣ የክብት፣ ክርብ፣ ዘዴ፣ በሰፊው፣ ስካጠታዎቹ፣ ከብዛኛዎች፣ ገበሬ
ዎች፣ ክብሮቻቸውን፣ በረኛ፣ ያስጠብቃሉ። ይህ፣ የቀድሞ፣ ልማድ፣ ሰከ
ሆነ፣ ገበሬዎች፣ በቀካሉ፣ ከተውት፣ ክይቸሉም።

የሐንሰ:- የኪትዮድያ፣ ኪነኖሚ፣ የተመሠረተው፣ በርሻ፣ ካይ፣ ሰከሆነ፣ ሰከኪት
ዮድያ፣ ገበሬዎች፣ ማወቅ፣ በጣም፣ ይጠቅማሉ። በሰፊው፣ ሰከሰረዳኝን፣
ከመሰገናካሁ። ደህና፣ ዋል።

አማ:- ክሚን፣ ደህና፣ ዋል።

ጥያቄዎች

የኪትዮድያ፣ ገበሬዎች፣ ክንዴት፣ ናቸው?

ከብዛኛዎች፣ ገበሬዎች፣ የት፣ ይኖራሉ?

ክብት፣ ክርብ፣ በኪትዮድያ፣ ተሰፋፍቷል?

ክብሮች፣ የሚገኙበት፣ በታ፣ ወደት፣ ነው?

የክብሮች፣ ከጠገብ፣ ክንዴት፣ ነው?

የክድሉ፣ ክብት፣ ክርብ፣ ዘዴ፣ በኪትዮድያ፣ ውሰን፣ ተሰፋፍቷል?

ብዙ፣ ክረኞች፣ በኪትዮድያ፣ ይገኛሉ?

የክረኞች፣ ዋና፣ ሥራ፣ ምንድን፣ ነው?

ገበሬዎች፣ የሚገኙበት፣ የቀድሞ፣ ልማድ፣ ምንድን፣ ነው?

በኪትዮድያ፣ ውሰን፣ ብዙ፣ የቀድሞ፣ ልማዶች፣ ክሉ?

ከኪትዮድያ፣ ኪነኖሚ፣ መሠረት፣ የሆነው፣ ምንድን፣ ነው?

በክንድ፣ ክገር፣ ውሰን፣ የርሻን፣ ሥራ፣ ከማሰፋፋት፣ ምን፣ ማድረግ፣ ያሰፈ፣ ልጋል?

እርግጥ፡ ሦስተኛ፡ ትምህርት

ንግግር

የሐንሰ

ከግድግድ፡ መሥሪያ፡ የሚያስፈልጉትን፡
መሣሪያዎች፡ ነገሶች፡ እናስመጣለን?

ክብሩ

የሚያስፈልጉት፡ መሣሪያዎች፡ ሁሉ፡ ነገሩ
ርመን፡ እገር፡ እንደገዛ፡ ተዋውክ
ናል።
ጥቂቶቹ፡ ደርሰውን፡ በመጋዘናችን፡ ው
ሰን፡ ይገኛሉ።

ከጉዞዎ፡ በሚመከሩበት፡ ጊዜ፡ መሣ
ሪያዎቹን፡ ጠናቅቆ፡ እንገኛለን።

የሐንሰ

ኪሠጠው፡ የቀቀደው፡ ግድግድ፡ ያዋሽን፡ ወ
ንዝ፡ ሸክቆ፡ በመካ፡ ውሃ፡ አሳጣጥ
ጣት፡ የሚችሉ፡ ይመስሉዎታል?

ክብሩ

እሁን፡ የሚሠጠው፡ ግድግድ፡ የሸክቆ
ውን፡ ሦስት፡ እሴተኛ፡ የሚሆነው
ን፡ መሬት፡ ውሃ፡ እንደገጠጣ፡ ተ
ሰኑ፡ እናደርጋለን።

ወደፊት፡ ደግሞ፡ ነዚህ፡ የበከጠ፡ ግድ

ግ፡ እንደሠራ፡ ታስቦክል።

የሐንሰ

ከመሃዲ፡ በሬት፡ የግድግድን፡ ሥራ፡ የሚ
ያመክታውን፡ ነገር፡ አሳጥቶ፡ እፈ
ልጋለሁ።

የሚቻሉ፡ ከሆነ፡ እንደ፡ ነገር፡ ሲሰጡን፡

በግም፡ እወድ፡ ነበር።

ክብሩ

እንደ፡ ነገር፡ ጠንቅቆ፡ እንገኛለን።

ነዚህ፡ ሲወጡ፡ ወደ፡ መሐንዲስ፡ ትፍ

ል፡ ይሄደዳ፡ እንገኛለን፡ ተሰማን፡ እንደ፡

ነገር፡ ይጠይቁን።

እኔም፡ እጠራውና፡ እንደ፡ ነገር፡ እንገኛለን።

ደግሞ፡ እስተውሰዋለሁ።

የሐንሰ

ሰከ፡ እርዳታዎና፡ ሰከ፡ እቅሬታዎን፡ መ

ልግም፡ እሰጣለሁ፡ በግም፡ እመሰግን

ዎታለሁ

ከግም፡ እንደተመከሰሁ፡ እጠራዎታለሁ።

ነበብኩ

ደግ፡ ነው። ሥራዎ፡ እንደገናወንኮዎ።
 መኩ፡ ተሰፋ፡ እዳርጋኮሁ።
 ከጌት፡ የተቃጠርነውን፡ ቀጠሮ፡ እንዳይ
 ዘንጉት።

የሐንሰ

እከዘነጋም። በዚያው፡ ሰዓት፡ እንደሆን።
 ሆኖ፡ እጠጥቅዎታኮሁ
 ነበብኩ
 መጠንገም፡ ነው። ደብኩ፡ ጤና፡ ይሰጥ
 ኮኝ።

የሐንሰ

እጫን፡ ጤና፡ ይሰጥኮኝ።

ጥያቄና፡ መጠን

ጥያቄ

ኮኝህ፡ ወደ፡ እጫሬግ፡ የሄደው፡ ስከ።
 ነገሩ፡ እርቢ፡ ከመጣር፡ ነው?
 ነገ፡ ጋር፡ ወደ፡ ጋሬው፡ መሄድ፡ ትሬ
 ኮጋካኛሁ?
 የነገሩንኝህ፡ እረኛ፡ ገርቶ፡ ሰው፡ ይመ
 ስካገ?
 ቀድሞ፡ የተመሠረተውን፡ ነገሩን፡ ሂደ
 ኛሁ፡ ታደታካኛሁ?
 የሕዝብ፡ ጤና፡ እጠጥብኝ፡ ሥራ፡ እየ
 ተሰፋ፡ ሂደ?
 የድህረት፡ መሣሪያ፡ የሚሸጥበት፡ ስ
 ቅ፡ ታውቃኮህ?

መጠን

የከም፡ መሐንዲስነት፡ ከመጣር፡ ነው።
 ነገሩን፡ በኋላ፡ ገብቶህ፡ እጠጥቃህ።
 እንሂዳኮን።
 ከዎ፡ በጣም፡ ገርቶ፡ ሰው፡ ነው።
 ከዎ፡ እንሂድና፡ እናየዎኮን።
 ከዎን፡ ነገሩን፡ ከሁን፡ ተሰፋ፡ ፍ
 ቷ።
 ከዎን፡ እገንገሩ፡ ጌት፡ ከጌት፡ እንደ።
 ስቅ፡ እከ።

ጥያቄ

መልስ

ገንዘብ ለማግኘት ልጅ ልጅ መሳሪያዎች
መግዛት ይፈቀድ?

ፈቀደ፡ ግንኙሁ፡ መግዛት ስፈቀድህ።

ብዙ መሳሪያዎች ከሚገኙት ገንዘብ
ማን ጋር መዋወቅ ያስፈቀድ?

ገንዘብ ለጋር ጋር መዋወቅ ያስ
ፈቀድህ።

እነዚህ መሳሪያዎች ለሌሎች ለማግኘት
ሳይሆን ለሌሎች ለማግኘት?

እሁን ለሌሎች ለማግኘት ሳይሆን ለሌሎች ለማግኘት።

የመግዛት ገንዘብ ለሌሎች ለማግኘት
ካ፡ መገኘት?

እዎ፡ በመካ፡ መገኘት ለሌሎች።

እንዲሁ ለሌሎች ለማግኘት ለሌሎች
ፈቀደህ፡ መገኘት?

ምን ለሌሎች ለማግኘት ለሌሎች ለማግኘት ለሌሎች
ፈቀደህ።

የሌሎች ለሌሎች ለማግኘት ለሌሎች
ት፡ የሌሎች ለሌሎች ለማግኘት?

በሌሎች ለሌሎች ለማግኘት ለሌሎች ለማግኘት ለሌሎች
ደግሞ ለሌሎች ለማግኘት ለሌሎች ለማግኘት።

ማን ለሌሎች ለማግኘት ለሌሎች ለማግኘት
ፈቀደህ?

እዎ፡ ለሌሎች ለማግኘት ለሌሎች ለማግኘት።

የሌሎች ለሌሎች ለማግኘት ለሌሎች ለማግኘት
እመክራት ለሌሎች ለማግኘት?

እዎን፡ ለሌሎች ለማግኘት ለሌሎች ለማግኘት።

እነዚህ ለሌሎች ለማግኘት ለሌሎች ለማግኘት
ደግሞ?

መሳሪያ ለሌሎች ለማግኘት ለሌሎች ለማግኘት።

የሌሎች ለሌሎች ለማግኘት ለሌሎች ለማግኘት

እዎ፡ ለሌሎች ለማግኘት ለሌሎች ለማግኘት።

ሌሎች ለሌሎች ለማግኘት ለሌሎች ለማግኘት

የሌሎች ለሌሎች ለማግኘት ለሌሎች ለማግኘት።

ገንዘብ ለማግኘት ለሌሎች ለማግኘት ለሌሎች ለማግኘት

የሌሎች ለሌሎች ለማግኘት ለሌሎች ለማግኘት።

ገንዘብ ለማግኘት ለሌሎች ለማግኘት ለሌሎች ለማግኘት
ገንዘብ ለማግኘት ለሌሎች ለማግኘት?

እዎ፡ ለሌሎች ለማግኘት ለሌሎች ለማግኘት።

ጥያቄ	መልስ
ዛሬ፡ በውጭ፡ ከገር፡ መንግሥት፡ መገዛት፡ ፆረፊ፡ ሕዝብ፡ ይኖር፡ ይመስ ከሃል?	ከይመስከኝም።
ከግቢው፡ ውስጥ፡ ያከው፡ ትክቋ፡ ጊጫ፡ ቤት፡ ምን፡ እንዲሆን፡ ታሰብ?	ግጭት፡ ሲኒማ፡ ቤት፡ ግጭት፡ ደግሞ፡ ም ግብ፡ ቤት፡ እንዲሆን፡ ታሰብ።
ይህ፡ ደግ፡ ከሰብ፡ ይመስከኝኋል? እንከማን፡ ቡና፡ ከመጋባዝ፡ ወዲ፡ ሆ ቴክ፡ እሂዳከሁ፡ እክክ?	ከዎ። ደህና፡ ነው። ከዎ። እሁን፡ መሄዴ፡ ነው።
የሽንጽው፡ ወንበርና፡ ጠረጴዛ፡ በመ ካ፡ ሰንት፡ ነው?	ቁጥሩ፡ ሰንት፡ እንዲሆን፡ ከካውቅም።
ከብት፡ ከመያዘገው፡ ሰውዬ፡ ጋር፡ የሚ ኖሩ፡ ብዙ፡ እረኞች፡ አሉ?	ከዎ። በጣም፡ ብዙ፡ እረኞች፡ አሉ።

ድርሰት

ገሁት፡ ዘመን፡ ብዙ፡ ከገሮች፡ በኪነኖሚ፡ ከማዳግና፡ የሕዝባቸውን፡ የኑር፡
 ደረጃ፡ ከማሻሻል፡ በየጊዜው፡ ብዙ፡ ጥረት፡ ያደርጋሉ።

ከነዚህም፡ ጥረቶች፡ እንደ፡ በትክክል፡ ወንጠች፡ ካይ፡ ግድብ፡ እየሠሩ፡ በዙ
 ሪያው፡ የሚገኘውን፡ መሬት፡ በመሰና፡ ውሃ፡ እንዲጠጣ፡ ማድረግ፡ ነው። ውሃ፡ በ
 ማጣት፡ ምክንያት፡ ገጠር፡ ሆኖ፡ ያከክንዳች፡ ሃብት፡ ይኖር፡ የነበረው፡ መሬት፡
 ገጭር፡ ጊዜ፡ ውስጥ፡ በከፍተኛ፡ ማናቸውንም፡ ዓይነት፡ እህል፡ ፍሬና፡ እትክልት፡
 ሲሰጥ፡ ይታያል።

ከዚህም በኋላ ግድብ ነገ ጥቅም ከከው። ከውሃ የሚገኘው የኮትሪን፣
ኃይል፣ ኢንዱስትሪ፣ ከማቋቋም ር፣ ከማሰፋፋት በጣም ከሰፊ ነገ ፣ ነው።

ይህንን በማሰብ ከሁኑ የኢትዮጵያ መንግሥት ገገሩ ውስጥ በሚ
ገኙት በትኩረት ወንዞች ካይ ግድብ ከመሥራት ር፣ በመሰረት ውሃ በዙሪያው
የሚገኙትን ቦታዎች ከማጠጣት ከሰጠኩ።

ከምሳሌ በቅርብ ጊዜ የተፈጸመው የቅቃ ግድብ የኮትሪን ኃይል
በመስጠት ጥቅም ተውቋል።

ወደፊትም ይህን የመሰረት ግድቦች ከማቋቋም ር፣ ከከተሰጠ ለገገሩ
ኢንፎርሜሽን ግምገማ ጊዜ ውስጥ ከድገት የሕዝቡን የኑሮ ደረጃ፣ ኢንዱስትሪያዊ ሽግግር
ይተመናል።

ጥያቄዎች

- 1. ግንዛቤ ለተደገፈ ውስጥ የግድብ ሥራ ከምን በጣም ከሰፊ ነገ ሆነ?
- 2. ግድብ ከክንድ ክገር ሕዝብ ከሚሰጠው ጥቅም ጥቂቶችን ቀናገር?
- 3. ከሜሪን ውስጥ ጠዘ ከም ቦታ ክክ?
- 4. ኢትዮጵያ ወደፊት ነገ ግድብ ከመሥራት ትመኛለች?
- 5. በዓክም ውስጥ በትኩረት የተወቀው ግድብ የት ክገር ነው?
- 6. ስሙስ ማን ይገኛል?
- 7. ከርስዎ ግድብ ክይተው ያውቁኑ?
- 8. ኢትዮጵያ ውስጥ የተወቀው ግድብ ማን ይገኛል?
- 9. ከሜሪን ከሁኑ ከንዳከፈው ጊዜ ገገርዎ ውስጥ ግድቦች ትሠራለች?

ክርግ፡ ክሌተኛ፡ ትምህርት

ጓግግር

የሐንሰ

እንዴምን፡ እኩ፡ ክን፡ ክበድ?

ክበድ

እግዚአብሔር፡ ይመስገን። ክርስቶስ፡

እንዴምን፡ እኩ? ክተገናኘን፡ ሰነበ

ትን።

የሐንሰ

ክርግን፡ ነው። ሥሌ፡ ሰከሚበዛብን፡

ከመገናኘት፡ ጊዜ፡ ክካገንንም።

በዚህ፡ ሰሞን፡ ክመሥሪያ፡ ቤቱ፡ ፈቃድ፡

ሰከምወሰድ፡ ኪትሎይያ፡ ውሰን፡

ሰከሚገኙት፡ ሐዶ፡ ሐዶ፡ የረፍት፡ 2

ዜን፡ ማሰላሰያዎች፡ ኪገናኙ፡ ይ

ኛካኩ?

ክበድ

ከመወቅ፡ የሚፈላገት፡ ዘመናዊውን፡

ዓይነት፡ ነው። ወይስ፡ የጥንቱን?

የሐንሰ

ሁከቱንም፡ ዓይነት፡ ቢገናኙ፡ ክይገቡ

ም።

ክበድ

እንግዲያው፡ የጥንቱ፡ ዓይነት፡ የጊዜ፡

ማሰላሰያ፡ እንዴ፡ ዋና፡ ክድን፡ ጉግ

ሰና፡ ገና፡ ናቸው።

የሐንሰ

ክብዛኛው፡ የኪትሎይያ፡ ሕዝብ፡ ክነዚህን

የረፍት፡ ጊዜ፡ ማሰላሰያ፡ ጨዋታዎ

ች፡ ይውቋችኛል?

እንዴታ፡ በድንብ፡ ነዎ! በተከድ፡ ክድን

ና፡ ገና፡ ክኪትሎይያውያን፡ ክከጅኑ

ት፡ ጅምር፡ ክብራቸው፡ ይደገ፡ ነገር፡

ነው።

የሐንሰ

ዋናና፡ ጉግሰ፡ የቱን፡ የህክ፡ የተከመዱ፡

ናቸው?

ክበድ

ዋናና፡ ጉግሰ፡ በጉክማሰች፡ መግባት፡

በጣም፡ የተወደዱ፡ ናቸው።

ጥያቄና፡ መልስ

ጥያቄ

መልስ

ከጣጣጥ፡ ከገጠማቸው፡ የተነሳቸው፡

ከዎ፡ ከደገገኑ።

ዛፍ፡ ከደገገኑ?

ከህዳሴ፡ ከገር፡ ከተመከሰ፡ በኋላ፡

ከጓዳችሁ፡ ሥራ፡ ከጠራራ።

ገ፡ ሠራ?

ሃገራት፡ በመሆኑ፡ ያለው፡ ከጣጣጥ፡

የሆነው፡ ከሰባታ፡ ከይመሰሰኛል።

ውስጥ፡ ከጓዳችሁ፡ ከዚያ፡ ጣጣጥ

ት፡ ከሰባታ፡ ከይመሰሰኛል?

ወደገር፡ ተመሰሰኛል፡ ስትህዳ፡ ምን፡

መንግሥት፡ የሚሰጠኛል፡ ሥራ፡ ከሠ

ዳያችሁ፡ ሥራ፡ መሥራች፡ ትፈልጉ

፡ ይሆናሉ።

ገሰህ?

በሰው፡ ከመተማመን፡ በሌላ፡ መተማ

ከጓዳችሁ፡ በሌላ፡ መተማመን፡ ከሆኑ፡

መን፡ የሚሰጡ፡ ከይመሰሰኛል?

ይበከጣሉ።

ዛሬ፡ ከዚህ፡ ከተማ፡ ውስጥ፡ መዋሉ፡

ዛሬ፡ ሥራ፡ ስካላችሁ፡ መዋሉ፡ ከጓዳችሁ

ት፡ ከገጠማቸው?

ም።

ከጣጣጥ፡ ከሰባታ፡ ከም፡ መሬት፡ ከ

ከዎ፡ ከሰጠኛል፡ ነገ።

መጣዎት፡ ከሰጠኛል፡ ነገ?

በዚህ፡ ሰው፡ ውስጥ፡ ሐገገም፡ ቤት፡

የትምህርት፡ ቤቶች፡ ደጋግተው፡ ሳቸ

ከተሰጡ፡ ያለው፡ ጣጣጥ፡ ነው?

ው።

ጣጠው፡ ዳመት፡ ጠገኛችሁ፡ ከሰላላ፡ ከ

ከዎ፡ በሰጠኛል፡ ከሰላላ፡ ከገጠማችሁ

ት፡ ከሰጠኛል፡ ነገ?

ው፡ ነገ።

ወንድም፡ ወደገር፡ ከጓዳችሁ፡ ከሰ

ምናሉ፡ በመመጣው፡ ዳመት፡ ይህድ፡

ጣጣጥ፡ ነው?

ይሆናሉ።

ጥያቄ

መልስ

ጥሩ፡ የጊዜ ማሳከፊያ፡ ቦታ፡ ለኖር፡ ክ
ብረት፡ ወይም ጥያቄ፡ ቦታ፡ ጥሩ
ድ፡ ነበር?

ክዎን፡ በደስታ፡ ክፋድ፡ ነበር።

የጥንት፡ ሰዎችና፡ የዛሬ፡ ሰዎች፡ ኑሮ፡
ይመሳሰላሉ?

የከም፡ በብዙ፡ ነገሮች፡ ክይመሳሰሉ
ም።

የጥንት፡ ሰዎች፡ ገደብ፡ ይኖሩ፡ ነበር፡ የሚ
ገኘው፡ ክውነት፡ ነው?

ክዎ፡ ክውነት፡ ነው።

የጥንቱ፡ መኖሪያህ፡ የት፡ ነበር?

ክደስ፡ ከተማ፡ ውስጥ፡ ነበር።

ክገሬቸሁ፡ ውስጥ፡ ጉግሥ፡ የተከመደ፡
የጊዜ፡ ማሳከፊያ፡ ጨዋታ፡ ነው?

ክንድ፡ ጊዜ፡ በጣም፡ የተከመደ፡ ጨዋታ፡
ነበር። ክሁን፡ ገን፡ ክይደከም።

ጉልላ፡ ከሆነክ፡ በኋላ፡ ምን፡ ጨዋ
ታ፡ ጥሩድ፡ ነበር?

ገና፡ ጉግሥ፡ ክደገና፡ ዋና፡ በጣም፡
ክወድ፡ ነበር።

የትምህርት፡ ሚኒስቴር፡ ዲሬክተርና፡
የውጭ ጉዳይ፡ ሚኒስቴር፡ ዲሬክተ
ር፡ ምን፡ ተገግሎ?

ወይን፡ ክንድ፡ ክደስ፡ መድሐኛ፡ ጌት፡
ክንገራክን፡ ተገግሎ።

በኮጅነትህ፡ ገጠር፡ ውስጥ፡ ኖረሃል?

ክዎ፡ የኮጅነትን፡ ጊዜ፡ በሙሉ፡ የኖር
ሁት፡ ክገጠር፡ ነው።

ሁከጊዜ፡ ከምሳ፡ ስትሄድ፡ ክያስታወ
ቅህ፡ ነው?

ክዎን፡ ቀድሜ፡ ማስታወቅ፡ ክከብሩ።

ክገትህ፡ ክጭር፡ ናቸው፡ ክንቀ፡ ክን
ደት፡ ሊጅም፡ ሆንክ?

ክያቱ፡ ሊጅም፡ ነበሩ።

ያደስ፡ ክበገ፡ ከተማ፡ የተመሠረተው፡
በማን፡ ነው?

በገጉሥ፡ ምደከን፡ ነው።

ጥያቄ

መልስ

ክመሐንዲሱና፡ ክሐኪሙ፡ ጋር፡ ቀጠ

የከም፡ ክረሳሁትም።

ሮ፡ ማድረግህን፡ ክረሳኸው?

የሩንተ፡ መሠሪያ፡ ሴት፡ ሰንት፡ ቅርንጫፍ

ክሠር፡ የመሆኑ፡ ቅርንጫፎች፡ ክኩት።

ፎች፡ ክኩት?

ከማ፡ በቀጠሮው፡ ሰዓት፡ ገደመጣ፡

በቀጠሮው፡ ሰዓት፡ ካጠጠጠ፡ ጎሳሁ፡

ሳተሁ፡ ትሃዳከህ?

ክሃዳከሁ።

ድርሰት

በኢትዮጵያ፡ ውስጥ፡ በጎሳ፡ የሚቆጠሩ፡ የሴት-ውስጥና፡ የውጭ፡ ጩዋታዎች፡ ክኩ። ክጎሳህም፡ በጣም፡ የተወቀቱ፡ የውጭ፡ ጩዋታዎች፡ ክንደ፡ ዋና፡ ጉግሰ፡ ክደንግና፡ ገና፡ ናቸው።

ክጎሳህ፡ ጩዋታዎች፡ ክሰታ፡ በታ፡ በመከሰሰታቸው፡ ምክንያታቸው፡ ገንዳንድ፡ በታዎች፡ ሴቶች፡ ክጩዋታው፡ ተካፋይ፡ ሲሆኑ፡ ገንዳንድ፡ በታዎች፡ ደግሞ፡ ሴቶች፡ በጭራሽ፡ ክጩዋታው፡ ተካፋይ፡ ከመሆን፡ ክይቸኩም። ገላጠኛው፡ የኢትዮጵያ፡ ጠቅላይ፡ ግዛቶች፡ ውስጥ፡ ወካዶች፡ ወንዶች፡ ልጆቻቸውን፡ ቀዳም፡ ጎሳው፡ ጩዋታዎቹን፡ ያስተምሩባቸዋል።

ጉግሰ፡ ጩዋታ፡ በጣም፡ ክሰታጋሪ፡ ክመሆኑ፡ በካይ፡ በጣም፡ ክደገኛ፡ ነው። ገሁኑ፡ ዘመን፡ ይህ፡ ጩዋታ፡ ወደ፡ መረሳቱ፡ ድርጊት። የገና፡ ጩዋታም፡ ክንደሁ፡ ወደፊት፡ ሳይረሳ፡ ክይቀርም። ክደንግና፡ ዋና፡ ግን፡ በጣም፡ ክሰተሰቅቷ፡ ሃይዋት። ሴቶችም፡ ክጩዋታው፡ ተካፋይ፡ መሆን፡ ይመረቃል።

ጥያቄዎች

በኪትሎቲያ ውስጥ በጣም የተከመኩት የውጭ ጠዋታዎች

እነዚህን ርዳው?

በሁሉም ጠዋታዎች ስዎች ተገቢዎቹ ርዳው?

በኪትሎቲያ ውስጥ ገንዘብ በተደገፈ ስዎች ከምን የውጭ

ጠዋታዎች ከይጠዋቱም?

ከጆችን ጠዋታ ማን የስተምራክ?

ጉግስ የሚገኘው ጠዋታ እንዴት ይኖራል?

ጉግስ በጣም ቀካካ ጠዋታ ነው?

ወደፊት የሚረገድ ጠዋታ የትኛው ነው?

ዋና በኪትሎቲያ ውስጥ በጣም የተከመኑ ነው?

ከገናና ከዋና የቱን ገደብ ነው?

ከሚገኘው ውስጥ የተከመኩትን የውጭ ጠዋታዎች ገንጠው

ክርግ፡ ክምሰተኛ፡ ትምህርት

ገገግር

የሐገሰ

ይቸካኩ።

ጉግሰ፡ ጩዋታ፡ ምንድን፡ ነው?

የሐገሰ

ነገረ

ክንድ፡ ሰው፡ በጩዋታው፡ ውስጥ፡

ጉግሰ፡ የሚገኘው፡ ጩዋታ፡ በፊረስ፡

ሕይወቱ፡ ሲያከፍ፡ ነፍሱ፡ ገዳዩ፡

ተቀምጦ፡ በዘንግ፡ መዋጋት፡ በ

በፍርድ፡ ለት፡ ይገሰሳል?

ጋኛ፡ መመገን፡ ነው።

ነገረ

የሐገሰ

ክውቆ፡ ግልገዳው፡ በቀር፡ በፍር

ገገም፡ ክዳገኛ፡ ጩዋታ፡ ነው?

ድ፡ ለት፡ ክይገሰሰም።

ነገረ

የሐገሰ

ክዳ፡ ክዳገኛ፡ ነው።

ክንዳንድ፡ ጩዋታዎች፡ ከምሳሌ፡ ክንድ፡

የሐገሰ

በክሰ፡ ያከ፡ በገገም፡ ክዳገኛ፡ በመ

ክዳገኛ፡ የሆነበት፡ ምክንያት፡ ክንድ፡

ሆኑ፡ በክሚራግ፡ ውስጥ፡ በሕግ፡

ነው?

ክንድ፡ ክከክከ፡ ታሰብክ።

ነገረ

ጉግሰም፡ ክንድዚሁ፡ ምናልባት፡ ወደፊት፡

ምክንያቱ፡ ጩዋታው፡ ክንዳንድ፡ ጊዜ፡

በኪትሎይታው፡ ውስጥ፡ የሚከከክ፡

በዘንግ፡ መዋጋት፡ ሰከሰበት፡ ነው።

ይመሰከዳል?

የሐገሰ

ነገረ

ይህሚ፡ ጦርነት፡ ይመሰከራል። ከመሆኑ፡

ገሁኑ፡ ጊዜ፡ የጉግሰ፡ ተወዳጅነት፡ ክፍ

ተጩዋቶች፡ ኢጦድ፡ ይቸካኩ?

ተቀናሰ፡ ሄዷል።

ነገረ

ክንድያውም፡ በጊዜ፡ ሰዓት፡ ፈደም፡

መገዳት፡ ገባ፡ ሳይሆን፡ መምትም፡

ይቀር፡ ይሆናል።

ጥያቄዎቹ፡ መልስ

ጥያቄ	መልስ
<p>በሚመጣው በጋ፡ ከሚደረገው ጠዋታ፡ ተግባራዊ፡ ከመሆን ወደ፡ ስለሰዊ ዘር፡ ካንድ፡ ትሃዳካህ?</p>	<p>ከጠዋታው፡ ተግባራዊ፡ ከመሆን፡ ጠቅ፡ ሳይሆን፡ ከሚሰጥም፡ ትሃዳካህ።</p>
<p>ጉግሱ፡ መጣውት፡ ትፈልግ፡ ስንደሆን፡ የጌን፡ ዘንግ፡ ጋሻ፡ ስለሰጥህ?</p>	<p>ጉግሱ፡ የምትኩትን፡ ጨዋታ፡ እንደት፡ እንደምትጣውቱት፡ በጭሬሽ፡ ስይቻል፡ ስለሰጥህ።</p>
<p>ዘንግ፡ መወርወርና፡ ጋሻ፡ መመገብ፡ ትችላለህ?</p>	<p>አዎ፡ እችላለሁ።</p>
<p>በዘንግ፡ መዋጋት፡ በጣም፡ ስንደገኛ፡ ጨዋታ፡ ስለመስጠትህ?</p>	<p>አዎ፡ በጣም፡ ስንደገኛ፡ ጨዋታ፡ ነው።</p>
<p>በጊዜ፡ ጠላት፡ የሰጠሰ፡ ጨዋታ፡ ስንደገግ፡ ውስጥ፡ ይቀር፡ ይመስላል?</p>	<p>አዎ፡ ምናልባት፡ እንደጉግሱ፡ ጨዋታ፡ ይረሳል።</p>
<p>ፈረስ፡ ግልጽ፡ ከሚሰጥላቸው፡ ጠፊት፡ መጥ፡ ምንጠፊት፡ ጠይቀውህ፡ ነጠር?</p>	<p>እኔ፡ ጠፊት፡ በጭሬሽ፡ ስለመጠጡም።</p>
<p>የጉግሱ፡ ጨዋታ፡ በጭሬሽ፡ የሚረሳል፡ ይመስላል?</p>	<p>አዎ፡ አሁንም፡ ተረስቷል።</p>
<p>ነፍሱ፡ ገዳዩ፡ መቼ፡ ወደ፡ ፍርድ፡ ጠፊት፡ ይሄዳል?</p>	<p>በቅርብ፡ ቀን፡ ይሄዳል።</p>
<p>ነፍሱ፡ ገዳዩ፡ ስፍርድ፡ ጠፊት፡ ቀርቦ፡ ምን፡ ፍርድ፡ ተቀበለ?</p>	<p>በነፃ፡ ተከቀቀ።</p>
<p>ጅን፡ የአንግሊዝ፡ ተወካዮች፡ መሆኑን፡ ስለሚጠቁ፡ ነጠር?</p>	<p>የአም፡ ገና፡ መስማት፡ ነው።</p>

ጥያቄ

መልስ

ወንድምህ ስህምን መጫወት ይፈልጋል?
ጋል?

በጭራሽ ጩዋታ መጫወት ስይፈልግ
ግም።

ኪትሎድላ ውስጥ ክንቦህ ከመግደል
ብትፈልግ ወደ የትኛው ጠቅካ
ይገባህ? ትሄዳለህ?

በመገኛውም ጠቅካይ ግዛት ውስጥ
ክንቦህ ሞክቷል።

ክንቦህ መግደል ክልግህ ነው?

ክዎን፣ ጉዳይ ፈቃድ ማውጣት ይቻላል።

ነገሩ ለሌላ ክንቦህ ወይም ነገሩን
የቆይ ማደግ ትፈልጋለህ?

ዝሆን ማደግ ስፈልጋለሁ።

ከወካዮቹ ለገንዘብ ምክር ጠቅ
ሚሆኑ ክንገንዘብ?

ክዎን፣ በጣም ጠቅሚ ሆኖ ክንገን
ሁት።

ጉግሱ ከሕይወት ስደገኛ ጩዋታ ስያ
መሰካቸው?

ክዎን፣ በጣም ስደገኛ ነው።

ክንተ በሕይወትህ ጦርነት ማዳካይ
ተዋግተህ ታውቃለህ?

የሀም፣ ተዋግቼ ክካውቅም።

ክንገርህ ጦርነት ስድርጋ ታውቃለህ?

ክንገራ፣ በመገኛው ጋር ተዋግቶ ክተውቅም።

በጦርነቱ ጊዜ ስንት ሰዎች ገድሏል?
የኪትሎድላ ጠቅካይ ፍርድ ቤት የሚገኘው
የትውልድ ነው?

ክኔ፣ ክንድም ሰው ክስገደልሁም።
ክደሱ ክባብ ውስጥ ነው።

ኮሎኖች ጠቅካይ ግዛቶችን የሌላቸው
ፍርድ ቤቶች ክኩዋቸው?

ክዎን፣ ክየንዳንድ ፍርድ ቤት የሌሉት
ፍርድ ቤት ክከው።

ክሁንም ሕዝቡ ጉግሱ ይጫወታል?

ክሁን፣ በሕግ ተገልጿል።

ከመሆኑ በጉግሱ ጩዋታ ጊዜ ገዛት
ሰው ይሞት ነገር?

የሀም፣ ገዛት ሰው ክይሞትም ነገር።

ጥያቄ

መልስ

ከፍርድ፡ ለት፡ ተነሰህ፡ ታውቃለህ?

የከም፡ ተነሰሼ፡ ከካውቅም።

ገገሬችሁ፡ የቦክስ፡ ጨዋታ፡ እንዴት፡ ገግሰ?

የከም፡ በጣም፡ የተከመደ፡ አይደለም።

ጨዋታ፡ የተከመደ፡ ነው?

ነገሩ፡ ዋጋ፡ ስንት፡ ብር፡ ተቀነሰህ?

ከምስት፡ መቶ፡ ብር፡ ተቀነሰኝ።

የክፍፍት፡ ክገር፡ ገላጭ፡ ነገረህ፡ ክ

ከዎ፡ በጣም፡ ይመሰገንካል።

ገር፡ ገላጭ፡ ጋር፡ በጣም፡ ይመሰገን

ካል?

ከቶ፡ ከሚ፡ በተወዳጅ ነቱ፡ ትክክል፡ ሥራ፡

በተወዳጅ ነቱ፡ ብቻ፡ ሳይሆን፡ በደግነቱ

ከሚገኙት፡ ቻለ?

ም፡ ጭምር፡ ነው።

የሀገሩ፡ ለዛጉ፡ ለቻ፡ ተወዳጅ፡ ያደርግ፡

የሀገሩ፡ ለዛጉ፡ ተወዳጅ፡ አያደርግም።

ይመሰገንህ?

ግን፡ በጣም፡ ይረዳል።

ገንዘብህ፡ የወደት፡ ክገር፡ ተወካጅ፡ ናት?

ገንዘብ፡ ከሚሰጥዎት፡ ናት።

ሌሎችህ፡ የተወከዱት፡ እዚህ፡ ነው?

ከዎ፡ እዚህ፡ ነው።

ዛሬ፡ በቀኑ፡ ጨዋታ፡ ከሚገኙት፡ ወደ፡ ጠዋ

የከም፡ ከካ፡ ለዛ፡ ሥራ፡ ከከች።

ታው፡ ቦታ፡ ትሳዳለህ?

ከሚሰጥ፡ ውስጥ፡ የፈረሰ፡ ግንባታ፡ ጤ

የት፡ እንደሆነ፡ ቦታውን፡ ከካውቅም።

ዋታ፡ የሚታየው፡ የት፡ ነው?

ወደ፡ ኪትሎቲያ፡ መሃድና፡ ገግሰ፡ መ

ጥንት፡ ነበር፡ እንደ፡ ከሁኝሰ፡ ክልፈል

ጣወት፡ ትፈልገህ?

ግም።

ኪትሎቲያዎን፡ ነገምን፡ የተሠራ፡ ጋሻ፡

ነገጥላል፡ ቅዳ፡ የተሠራ፡ ነው።

ከካቸው?

ድርሰት

ምንም፣ እንገንገን፣ ከቶ፣ ነጠደና፣ ከቶ፣ ሉሐንሱ፣ የቅርብ፣ ጊደኞች፣ ሲሆኑ፣ ገሰ፣
 ሌ፣ መብዛት፣ የተነሳ፣ ሁከታ፣ ከመገናኛት፣ ከክፍሎም። ከቶ፣ ሉሐንሱ፣ የመት፣
 እረፍታቸውን፣ ከመሥሪያ፣ ለታቸው፣ ወሰዱ፣ ስከክብር፣ የእረፍት፣ ጊደያቸውን፣
 ጠደብታ፣ ከማሳከፍ፣ የሚችሉበት፣ ጠታ፣ ከማግኘት፣ ፈከጉ። ከቶ፣ ሉሐንሱ፣ ካገሩ፣ እን
 ግዳ፣ ጠመሆናቸውና፣ የገሩን፣ ገሕፍ፣ ጠጣም፣ ስከማያውቁት፣ ካገሩ፣ ተወካዩ፣ ነገ
 ሆኑት፣ ካቶ፣ ነጠደ፣ ምክር፣ ጠየቁ። ከቶ፣ ነጠደም፣ የቶ፣ ሉሐንሱን፣ ፍካጎት፣ ነገተ
 ረኩ፣ ጠኋካ፣ ሌዶ፣ ሌዶ፣ ዓይነት፣ ጩዋታዎች፣ ወዴት፣ እንደሚገኙ፣ ከሰረዱዎቻቸው።

በክሁኑ፣ ጊደ፣ በኪትሉደያ፣ ውስጥ፣ የጥንቅቅ፣ ዘመናዊ፣ የሆኑ፣ የጊደ፣ ማሳከፊያ
 ጩዋታዎች፣ ክኩ። የጥንቅቅ፣ ጩዋታዎች፣ እንደ፣ ዋና፣ ገና፣ ጉግሰና፣ ከድን፣ የኩ፣ ር
 ቸው። ዘመናዊ፣ ጩዋታዎች፣ ደግሞ፣ እንደ፣ ዳንሰ፣ ሸሮሸሮ፣ ከድን፣ ፈረሰ፣ ግሪ
 ሲያ፣ የኩ፣ ርቸው። ገንዳንደ፣ ጠቃዎች፣ ከዴሱን፣ የጥንቅቅ፣ ዓይነት፣ ጩዋታዎ
 ች፣ ጠሰፊው፣ ይጫወቱዎቻቸው። ጠገተማዎች፣ ውስጥ፣ ግን፣ ክብላኛው፣ ሕዝብ፣
 የሚጫወተው፣ ዘመናዊ፣ ጩዋታዎችን፣ ጠቶ፣ ነው። ጠጥንት፣ ጊደ፣ ወካዶች፣ ክፍሎች
 ውን፣ ክፍሎችን፣ ይገምረው፣ ሌዶ፣ ሌዶ፣ ጩዋታዎችን፣ የስተምሩ፣ ክብር። ክሁን፣ ግን፣
 እንደዚህ፣ ያከው፣ ሌምድ፣ እየተቀነሰ፣ ስከሃደ፣ ወዴት፣ የጥንቅቅ፣ ጩዋታዎች፣
 ከየተረሱ፣ መሃዳቸው፣ ከይቀርም።

ጥያቄዎች

- ከቶ፣ ሉሐንሱ፣ ካቶ፣ ነጠደ፣ ምናቸው፣ ነው?
- ከምን፣ ሁከታ፣ ከክተገናኙም?
- ከቶ፣ ሉሐንሱ፣ ምን፣ ወሰዱ?

ጊዜታቸውን፣ ነገራትን ወሰዱ?

ከንቶ፣ የሐንሰ፣ ምን፣ ፊክ፣?

ከንቶ፣ የሐንሰ፣ ከንቶ፣ ክብራት፣ ምን፣ ጠየቁት?

ከምን፣ ጠየቁት?

ከንቶ፣ ክብራት፣ ምን፣ መከሰ?

በኪትሎድያ፣ ውስጥ፣ ምን፣ ዓይነት፣ የጊዜ፣ ማሳከፊያ፣ ጤዋታዎች፣ ክፉ?

የጥንቱ፣ ጤዋታዎች፣ ስም፣ ማን፣ ማን፣ ይገኛሉ?

የዘመናዊ፣ ጤዋታዎችን፣ ስም፣ ጥሬ?

የጥንቱ፣ ዓይነት፣ ጤዋታ፣ በጣም፣ የተከመዱ፣ ነው?

ክርግ፡ ስድስተኛ፡ ትምህርት

ንግግር

የሐንሰ

ጤና፡ ይስጥህኝ። ክግክዎ፡ ከክሬይ፡

የሚሆን፡ ጤት፡ ክክዎ?

ተሰማ

ክዎ፡ ብሉ፡ ጤቶች፡ ክኩኝ። ከመሆኑ፡

ጌታዬ፡ የሚፈጠሩት፡ ምን፡ ዓይነት፡

ጤት፡ ነው?

የሐንሰ

የምፈጠገው፡ ክንድ፡ ፊሎኛ፡ የቻኩ፡ ሲያ

ንሰ፡ ሁከት፡ መገኘት፡ ጤቶች፡ ክንድ፡

ወጥ፡ ጤት፡ መታጠቢያ፡ ጤት፡ ማረ

ፊያ፡ ጤትና፡ ምግብ፡ ጤት፡ ያሰው፡

ጤት፡ ነው።

ተሰማ

ከመሆኑ፡ የት፡ ቦታ፡ ይመርጣሉ?

የሐንሰ

ሲቻኩ፡ ወዳሚገኘን፡ ክምግብ፡ ገደማ፡

ሲሆን፡ ደስ፡ ይከኛኩ።

ባይቻኩ፡ ደግሞ፡ ሰፊ፡ ነግሚ፡ የትም፡

ሲሆን፡ ግድ፡ የሐንገም።

ተሰማ

ክንድ፡ በጣም፡ ጥሩ፡ ጤት፡ በመሠረት፡

ሐረር፡ መንገድ፡ ካይ፡ ፊሎ፡ ደስታ፡

ሆስፒታል፡ ጁርግ፡ ክክኝ።

የሐንሰ

ክሱን፡ ሰፊ፡ በጣም፡ ክወደዋክሁ። ወ

ድ፡ ውስጥ፡ የሚያስገግ፡ ደህና፡ መ

ንገድ፡ ክከው?

ተሰማ

ክዎ፡ በጣም፡ ጥሩ፡ መንገድ፡ ክከው።

ከዚያም፡ በካይ፡ ከመክፈዎ፡ ማቆ

ሚያ፡ የሚሆን፡ ጤት፡ ክከው።

የሐንሰ

ክንድንገርዎ፡ በጣም፡ ጥሩ፡ ይመስካሉ።

ከመሆኑ፡ ሄደን፡ ከሚሆኑ፡ ይቻካሉ?

ተሰማ

በደስታ፡ ነዎ፡ ክንሂድ።

የሐንሰ

በቶን፡ ወድጆዎክሁና፡ ስኩ፡ ክሬይ፡

ይንገሩኝ።

ቀሰማ
 ቤቱ፡ ነመብራትኛ፡ ነውሃ፡ ከካ፡ በወር፡
 ሁከት፡ መቶ፡ ሃምሳ፡ ብር፡ ነው።

የሐንሰ
 መከገም። እነሆየዋከሁ።

ቀሰማ
 ዳይህ። ቤቱ፡ ተጠርጉ፡ በሰም፡ እንደወ
 ከወከከዎት፡ መቼ፡ መግገት፡ ይ
 ፈክጋሉ?

የሐንሰ
 እነሆ፡ ብገገ፡ ደስ፡ ይከኛል።

ቀሰማ
 እርብ፡ እንደዘጋጅከዎት፡ እንሞክራለን።

የሐንሰ
 እሺ። ጤና፡ ይሰጥከኛ።

ቀሰማ
 ከሚን። ጤና፡ ይሰጥከኛ።

ጥያቄና መከሰ

ጥያቄ
 የምትፈኩትን፡ የገራይ፡ ቤት፡ ዳይንት፡
 እገኛችሁ?

ከማ፡ ያገኛችሁት፡ ቤት፡ እከወዳዳች
 ሁትም?

ከመሆኑ፡ የት፡ ሰፈር፡ ብታገኙ፡ ትፈቅ
 ዳችሁ?

ከመሆኑ፡ ከሰላም፡ ቤት፡ ጃርገ፡ ያከ
 ው፡ ቤት፡ የሚገራይ፡ ነው?

ውሰጡት፡ ገብተህ፡ እይቶክዋል?

ነገ፡ ከገከቤቱ፡ ቁከፍ፡ ተቀብሎህ፡ ከ
 ትጠራች፡ ትችላለህ?

መከሰ
 የከም፡ ገና፡ በመፈከግ፡ ካይ፡ ነን።

የግድግዳው፡ ቀከም፡ እረገገ፡ ሰከሆነ፡
 እከወዳዳኝውም።

እንተ፡ ወዳምትሮርብት፡ ሰፈር፡ ለገኛክ
 ን፡ ደስ፡ ይከናል።

እዎ፡ የሚገራይ፡ ነው።

የከም፡ ገብቼ፡ እካሆሁትም።

እሺ፡ ዛሬ፡ ማታ፡ ሰከክ፡ እክውከካችውና፡
 ቁከፍ፡ እንደከኩ፡ እደረጋከሁ።

ጥያቄ

መልስ

ስንት፡ ክፍሎች፡ ይኖረው፡ ይመስሉህ
ስ?

ቤቱ፡ በጣም፡ ትኩረት፡ ስከረኝ፡ ሲያገኝ፡
ከሥር፡ ክፍሎች፡ ይኖሩት፡ ይሆናሉ።

መንገዱስ፡ መጠራት፡ ከከው?

ከዎ፡ መጠራት፡ ከከው።

ሰፊሩ፡ ኮከቱን፡ በመኩ፡ ጠርህን፡ ነው፡
ማከት፡ ነዎ!

ከዎ፡ ጠርህን፡ ነው።

ታዲያ፡ የቤቱን፡ ንጋይ፡ ጠያቂው፡ መሆኑ
ሱን፡ ከገኛህ?

የከዎ፡ ክረሳሁት።

ታዲያ፡ መቼ፡ ሌላጠያቅህን፡ ነው?

ነገ፡ ጠያቂ፡ ክገግርህሁ።

ስንት፡ መገኘት፡ ቤትህ፡ መተጠሪያ፡ ቤት፡
ከከው?

ከከው፡ ካይ፡ ሦስት፡ መገኘት፡ ቤትህ፡ ሁሉን፡
መተጠሪያ፡ ቤት፡ ከከው።

ምድር፡ ቤቱስ፡ ስንት፡ ክፍሎች፡ ከከው?

ምድር፡ ቤቱ፡ ከንድ፡ ማረጋገጫ፡ ቤት፡ ም

ግግ፡ ቤትህ፡ ከንድ፡ ስንት፡ ቤት፡ ከከው።

ከመገኘት፡ ቤትህ፡ ውስጥ፡ ቁም፡ ሳጥኖች፡
ከከው?

ከዎ፡ በሦስቱም፡ ክፍሎች፡ ውስጥ፡ በጣ
ም፡ ጥሩ፡ ጥሩ፡ ቁም፡ ሳጥኖች፡ ከከው።

ከሺ፡ ክፍ፡ ከዚህ፡ ከመግገት፡ ጠፊከግ፡
ከውሃህ፡ ከመጠራት፡ ማንኛችን፡
ይገኛህ?

ከርስዎ፡ ነዎ።

ከዚህ፡ ክፍ፡ የገፈፈሁ፡ ከገደህን፡ የቤ
ቱ፡ ንጋይ፡ ስንት፡ ይሆናሉ?

ሦስት፡ መቶ፡ ጠር፡ ይሆናሉ።

ከውሃህ፡ ከመጠራት፡ በወር፡ የሚፈጸ
ው፡ ሃይ፡ ከምስት፡ ጠር፡ ጠቻ፡
ነው?

ከዎ፡ ከዚያ፡ በካይ፡ ከይወሰዱም።

ጥያቄ

መልስ

ክርስቶስ፡ በሰንገራ፡ መክፈያ፡ ይፈራረግ
ኩ?

በሁከት፡ መቶ፡ ሰገ፡ ክምሰት፡ ብር፡ ሲያ
ገራዩን፡ እገገጠታክሁ።

ክርስቶስ፡ ገራት፡ ዋጋ፡ ገንጠይቅ፡ የመብ
ራቱን፡ ዋጋ፡ ይቻላል?

የክም፡ ሁኑንም፡ ክርስቶስ፡ ይቻላል።

መስገንቶቹ፡ በሙኩ፡ መገረጃ፡ አኩዋ
ቸው?

ክም፡ ሁኑም፡ ገክመገረጃ፡ ናቸው።

ማረፊያ፡ ቤቱን፡ ምንጣፍ፡ ክከው?

ማረፊያ፡ ቤቱ፡ ምንጣፍ፡ የከውም።

የመዝጊያዎቹ፡ ቁጥጦች፡ በሙኩ፡ ይ
ህፍ፡ ይሠራሉ?

ክም፡ ሁኑም፡ ክከው፡ ነው።

ታዲያ፡ ወከኩን፡ መቼ፡ በሰም፡ ያስጠ
ርጉታህ?

ነገ፡ ቀኑን፡ በሙኩ፡ አሁን፡ በማሰጠረግ

ና፡ በማሰወሰወሰኩ፡ እውነትሁ።

ከበሩ፡ ካይ፡ መብራት፡ ሰከከኩ፡ ከንዳሰ
ገገክም፡ ይፈራረግ?

ክም፡ በጣም፡ ይሁን፡ ይከፋኛሉ።

ታዲያ፡ ቤቱን፡ ክስጠርገው፡ ሲጨርሱ፡
ከነግሩን፡ ይቻላል?

ክም፡ ነገ፡ ማታ፡ ክስታውቆዎታክሁ።

የቤቱን፡ ኪራይ፡ የምንጠይቅ፡ በየወሩ፡
መጽመሪያ፡ ነው፡ ወይስ፡ መጨረ
ኻ?

በየወሩ፡ መጽመሪያ፡ ካይ፡ ነው።

በወሩ፡ መጽመሪያ፡ ግማሹን፡ መጨረሻ፡
ደግሞ፡ የቀረውን፡ ልገጠኩም፡ እን
ካከሁ?

ክርስቶስ፡ ምቹ፡ ከሆኑ፡ ከኔ፡ ግድ፡ የከ
ንም።

ከንግዲያሁ፡ ውኩን፡ መቼ፡ እንፈራረም?

እኔ፡ ክሁንም፡ ሲሆን፡ ግድ፡ የከንም።

ጥያቄዎች

የቤት ገጠራ፣ ከሚገኙት የትኩረት መረጃ፣ ያስፈልጋል?

የቤት ገጠራ፣ ኢትዮጵያውያን ስንድም፣ ነው?

ስንድም፣ በጣም፣ ጥሩ፣ ቤት፣ በወር፣ ስንድም፣ ይገለጻል?

ኢትዮጵያ፣ ከሚገኘው ውስጥ፣ ቤት፣ የመሬት ስፋት፣ ስንድም፣

ግድግዳ፣ ነው?

በኢትዮጵያ፣ በከሚገኘው ውስጥ፣ የቤት መሬት ስፋት፣

ከቀዳሚው ጋር፣

ስንድም፣ የሰውነት፣ ቤት፣ የትኩረት ስንድም?

ስንድም፣ የሰውነት፣ የተገለጸውን፣ ቤት፣ ግድግዳ፣ ጥሩ፣ ጥሩ፣

የቤት ገጠራ፣ ችግር፣ ከሚገኘው መንግሥት ጋር፣ ያስፈልጋል?

ክርግ፡ ሰገታኛ፡ ትምህርት

ገገገር

የሐንሰ

ከቶ፡ ክብደ፣ ክሰን፡ ሃሬ፡ ድረሰ፡ ሰከ፡
ኪትዮድያ፡ ሕዝብ፡ ሃይማኖት፡ ብዙ፡
ሰካከገገገኛ፡ ክሁን፡ ክንዲገገገኛ፡
ክፈከገሁ፡።

ክብደ

መገዛ፡ የመሬት፡ ምን፡ ክንዲሆ
ኅ፡ ክወቅሁትና፡ መሰረዳት፡ ክቻ
ከሁ፡ ይጠይቁኝና፡ ከገገርዎት፡።

የሐንሰ

መገገገገ፡ መገዛ፡ የምሬከገው፡
ክብደኛው፡ የኪትዮድያ፡ ሕዝብ፡
የመገገገገ፡ ምን፡ ሃይማኖት፡ ነው፡።

ክብደ

ምንም፡ ክንዲን፡ ኪትዮድያ፡ ውሰን፡ ብዙ
ዙ፡ የመገገገገ፡ ሃይማኖት፡ ቢኖ
ፋ፡ ክብደኛው፡ ሕዝብ፡ ክርቶድክ
ሰ፡ ነው፡።

የሐንሰ

ከከቶሰ፡ ኪትዮድያ፡ ውሰን፡ የመገገገገ
ት፡ ሃይማኖት፡ ምን፡ ምን፡ ዓይነ
ት፡ ናቸው?

ክብደ

ምንም፡ ክንዲን፡ ሁኑንም፡ ገከማወቁ፡
ከገገርዎ፡ ገከኛህ፡ ክብደው፡ ጥ
ቂቶቹ፡ ክቶኪክ፡ ጥሪቲስተንትና፡
ክሰካም፡ ናቸው፡።

የሐንሰ

የኪትዮድያ፡ ክርቶድክ፡ ሃይማኖት፡
የተወረሰው፡ ክየት፡ ነው?

ክብደ

የኪትዮድያ፡ ክርቶድክ፡ ሃይማኖት፡
ክመጣጡ፡ ክግሪክ፡ ሳይሆን፡ ክይ
ቀርገው፡።

የሐንሰ

ኪትዮድያ፡ የክርስቲያን፡ ሃይማኖት፡ የ
ተቀበከኛው፡ ብንተኛው፡ መቶ፡ ዓመ
ት፡ ነው?

ክብደ

ኪትዮድያ፡ ክርስቲያን፡ የሆነኛው፡ ገራ
ተኛው፡ መቶ፡ ዓመት፡ ነው፡።

የሐንሰ

የኪትዮድያ፡ ክርቶድክ፡ ቂሶቹ፡ ሚስ
ት፡ መግባት፡ ይፈቀድካቸዋሉ?

ነበድ

ከዎ፣ በኢትዮጵያ፣ ቤተ፣ ተርሰተያ፣
ነመነጥሎቻች፣ በተር፣ ቋሰ፣ ኮ
መሆን፣ መሰከት፣ ማግገት፣ ኦኮገ
ቸው።

ዮሐንስ

ከመሆኑ፣ ከንድ፣ ቋሰ፣ መሰከተ፣ ብትዎ
ትበት፣ ከካ፣ ማግገት፣ ይችላሉ?

ነበድ

የከም፣ ከይችሉም።
ዮሐንስ
ከሺ፣ ከሁኩም፣ ከመሰገግኩሁ። ከ
ምካክ፣ ይሰጥኩኝ።

ነበድ

ምንም፣ ከይደሉ። ጤና፣ ይሰጥኩኝ።

ጥያቄና፣ መልስ

ጥያቄ

በዚህ፣ ሰፊር፣ ውስጥ፣ የሚገኙት፣ ቤቶች
ች፣ በጣም፣ መወደዳቸውን፣ ክማ
ን፣ ሰማይ?

ፈጅሙን፣ ሰማያዊ፣ ፎቅ፣ ቤት፣ ከመግ
ዛት፣ ካቶ፣ ከማ፣ ከገት፣ ጋር፣ ተሰማ
ማይ?

ያስተማራው፣ ገረድ፣ ጥሩ፣ ገስታ፣ ትሠ
ራክቸ?

ከተገራረዘው፣ ቤት፣ ከጥር፣ ግቢ፣ ውስ
ጥ፣ የመኪና፣ ማቆሚያ፣ ከኮ?

በሚመጣው፣ ዓመት፣ መኪና፣ ለረቀቅሱ
ምን፣ ዓይነት፣ መኪና፣ ትገዛሉ?

መልስ

ከንድ፣ ሰው፣ ነገረኝ።

የከም፣ ገና፣ በመነጋገር፣ ካይ፣ ነን።

ከዎ፣ ጥሩ፣ ትሠራክቸ።

ከዎ፣ ከንድ፣ ሰፊ፣ የመኪና፣ ማቆሚያ፣
ከኮ።

ካይካክ፣ ነዎ! ከካ፣ ምን፣ ከገዛ፣ ይመ
ሰላላሉ።

ጥያቄ

መልስ

? ገረድህህ፣ ያሽገርህ፣ የቤት፣ ከያያዝ፣
ከስድስተህ?

ከዎ፣ በጣም፣ ከስድስትኛኛ።

የጓግድ፣ ሚኒስትሩ፣ ሃይማኖት፣ ምንድን
ን፣ ነው?

ከርቶዶክስ፣ ይመስከፍኛል።

ከተጠቃሚው ውስጥ፣ የሚኖሩት፣ ክስ
ካሞቹ፣ መስጊድ፣ ከካቸው?

ከዎ፣ በጣም፣ ጥሩ፣ መስጊድ፣ ከካቸው።

ከቶ፣ የሐዘን፣ ለምን፣ ገብረቶ፣ የሚ
ወርሰው፣ ከኛ፣ ከከው?

ከዎ፣ ከጓደኛት፣ ሴት፣ ከኛ፣ ከካቸው።

ያች፣ ክብር፣ ሃብት፣ ከምን፣ ቀወረሰሰ
ት?

ከጓደኛ፣ የሠራው፣ መጥፎ፣ ሥራ፣ ይኖር፣
ይሆናል።

ሃይማኖትህ፣ ከግሪክ፣ ከርቶዶክስ፣ ሃ
ይማኖት፣ ጋር፣ ይመሰሰሳሉ?

ከዎ፣ በጣም፣ የተቀራረቡ፣ ነው።

ኪትዮድያው ውስጥ፣ ቋን፣ ሚስት፣ ማግ
ገት፣ ይፈቀድከታል?

ከዎ፣ ይፈቀድከታል።

መነጥሶዎቹን፣ ማግገት፣ ይፈቀድካቸ
ዋል?

የከም፣ ከይፈቀድካቸውም።

ከሚገባው፣ ከመጣህ፣ ጄምሮ፣ ክሁድ፣
ክሁድ፣ የትኛው፣ ለተ፣ ክርስቲያን፣
ትሃዳክህ?

ግሪክ፣ ከርቶዶክስ፣ ለተ፣ ክርስቲያን፣
ክሃዳክሁ።

ከውሮዳው ውስጥ፣ ጉምህርት፣ ለት፣ መር
ክሱን፣ ማን፣ ነገረህ?

ወንድሜ፣ ክዚያ፣ ይማር፣ ነገር፣ ክክ
ርሱ፣ ሰማሁ።

ከደስ፣ ከተማው ውስጥ፣ የሱፍ፣ ከብስ፣
መሸጡን፣ በስክኩ፣ ጠየቅህ?

ከዎ፣ ጠየቅሁ።

ጥያቄ	መልስ
የቤተ ክርስቲያን፡ ደህንነት፡ ቆይታ፡ ነው?	ከዎ? ቆይታ ነው።
ነገ፡ ቤተ ክርስቲያን፡ በሰዓት፡ ሰዓት፡ ይዘጋጃል?	በሰዓት፡ ሰዓት፡ ነገሩ፡ ይዘጋጃል።
የሰዓት፡ መሰረት፡ ቅዳሜ፡ ጥያቄ፡ ነው?	ከዎ? ሁኔታ፡ ነው።
መሰረት፡ ውስጥ፡ ክንድ፡ ሰው፡ ከመግባት፡ በፊት፡ ማወቅ፡ ይገባል?	ከዎ? ማወቅ፡ ክስተት።
ኪንታይት፡ ክርስቲያን፡ ቤተ ክርስቲያን፡ ውስጥ፡ ስንገባ፡ ማወቅ፡ ይገባል?	ከዎ? ክፍለ-ሰዓት፡ ቤተ ክርስቲያን፡ ውስጥ፡ ከመግባት፡ በፊት፡ ማወቅ፡ ይገባል።
የኪንታይት፡ የቤተ ክርስቲያን፡ መደብ፡ ለደብዳቤ፡ ተገቢውን፡ ይገባል?	የሰዓት፡ ክፍለ-ሰዓት፡ ይገባል።
የቤተ ክርስቲያን፡ ሁኔታ፡ ከሁኔታ፡ ተገቢውን፡ ይገባል?	ከዎ? ትንሹ፡ ተገቢውን።
የሰዓት፡ ከመግባት፡ ከሰዓት፡ ክንድ፡ ይገባል?	የሰዓት፡ ክፍለ-ሰዓት፡ ይገባል።
ኪንታይት፡ ውስጥ፡ በሰዓት፡ ጠቅላይ ሆኖ፡ ጥያቄ፡ ይገባል፡ ቤተ ክርስቲያን፡ ክፍለ-ሰዓት፡ ነው?	በሰዓት፡ በሰዓት፡ ጠቅላይ ሆኖ፡ ጥያቄ፡ ነው።

ድርሰት

ኪትዮድያ፡ የክርስቲያንን፡ ሃይማኖት፡ የተቀበሉት፡ በከፊተኛው፡ መቶ-
 ዓመተ፡(መሃረት)፡ነው። የሆነው፡ ሆኖ፡ ብዙ፡ ጊዜ፡ ሃይማኖቷን፡ ከመደምሰስ፡
 የተነሱ፡ ሰዎች፡ ነበሩ። ምንም፡ እንኳን፡ እነዚህ፡ ሰዎች፡ በየጊዜው፡ እዲስ፡ ክግብ-
 እየፈጠሩ፡ ሃይማኖቷን፡ ከመደምሰስ፡ በጥቅርታም፡ ኪትዮድያ፡ እነሱን፡ በመቃ-
 ወም፡ እስከ፡ ሃሬ፡ ሃይማኖቷን፡ ጠብቆ፡ ትገኛሉ።

እንደ፡ ጊዜ፡ እንደ፡ ግሬኝ፡ መሐመድ፡ የሚገኘው፡ ሰው፡ ከምሥራቅ፡ ኪትዮድያ፡
 ተነስቶ፡ በክርስቲያኖች፡ ጎረቤት፡ በጣም፡ ትኩረት፡ ጉዳት፡ እድርጎ፡ ነበር። ብዙ፡ የጥ-
 ገት፡ ተፈጥሮ፡ ያካቸውን፡ እርጋ፡ ለተ፡ ክርስቲያኖች፡ እቅጠካ። ቀሳውስተንም፡ ጤ-
 ፈጠራቸው። ከሱም፡ ከጎ፡ እንደ፡ የዲት፡ የምትገኘው፡ ኃይሎ፡ ሴት፡ በኃይሎም፡
 ተነስቶ፡ የክርስቲያንን፡ ሃይማኖት፡ በመቃወም፡ በሌተ፡ ክርስቲያንን፡ በክርስቲ-
 ያኖች፡ ጎረቤት፡ ጉዳት፡ ማድረግን፡ በተፈጥሮ፡ ጎረቤት፡ ተደፎ፡ እናገኛለን።

ጥያቄዎች

- የክርስቲያን፡ ሃይማኖት፡ ወደ፡ ኪትዮድያ፡ የገገው፡ መቼ፡ ነው?
- የኪትዮድያ፡ ሃይማኖት፡ ከየትኛው፡ ሃይማኖት፡ ጋር፡ ይመሳሰላል?
- ኪትዮድያ፡ ውስጥ፡ የክርስቲያንን፡ ሃይማኖት፡ የተቃወሙትን፡ ሰዎች፡
 ስም፡ ጥራ።
- እነዚህ፡ ሰዎች፡ ሃይማኖትን፡ የተቃወሙት፡ ስምን፡ ይመስሉላል?
- ኪትዮድያ፡ ውስጥ፡ ከሚገኙት፡ ብዙ፡ ሃይማኖቶች፡ ጥቂቶቹን፡
 ንገረኝ።
- የኪትዮድያ፡ ቆሳች፡ ሚስት፡ ማግባት፡ ይፈቀድካቸዋል?

ክርግ፡ ስምንተኛ፡ ትምህርት

ገግግር

የሐንሰ

ኪትዮድያ፡ ካዲ፡ ምቹ፡ ክገር፡ መሆን

ዋን፡ ነመምጣቴ፡ በሬት፡ ሰማ፡ ክ

ድርጌ፡ ነገር።

ክሁን፡ ስካዲን፡ በሰፊው፡ ኪያሰረዱኝ፡

ይኛካሉ?

ነገረ

ከመሆኑ፡ የፈቃድ፡ ወረቀት፡ ክከዎት?

የሐንሰ

የፈቃድ፡ ወረቀት፡ ያሰፈጠክህ፡ ክንዲ?

ነገረ

ክዎ፡ ያሰፈጠክህ። በኪትዮድያውስ

ን፡ ያሰፈጠክህ፡ ወረቀት፡ ማዲን፡ ክ

ይኛክም።

የሐንሰ

ኃዲያ፡ ፈቃድ፡ ነሰት፡ ማግኘት፡ ክኛካ

ክሁ።

ነገረ

ማመክጠኛ፡ ዳፍ፡ ክድርገው፡ ወደ፡

ክገር፡ ግዛት፡ ሚኒስቴር፡ ጊሃዲና፡

ከዲሐፊው፡ ጊናግፋዎቸው፡ ወዲ

ያውኑ፡ ቀረጡን፡ ክሰጥፍከው፡ የፍ

ቃድ፡ ወረቀቱን፡ ይሰጡዎታሉ።

የሐንሰ

ይህን፡ ነገር፡ ዛሬ፡ ክሰጥ፡ በኋላ፡ ክ

ፈድማክሁ።

ነገረ

ክዳኝ፡ ነመሆንዎ፡ በሬት፡ ማሰብ፡ የ

ሚያሰፈጠክዎ፡ በጣም፡ ጩካኛ፡

ሰውን፡ ስጠርጠር፡ የሚያደርጉ፡

ክውሬዎች፡ መኖራቸውን፡ ማ

ወቅ፡ ነው።

የሐንሰ

ክንዲ፡ ክገጠክህ፡ ስጠር፡ ያደርጉኛል፡ ክ

ንዲ፡ ማዲና፡ ክካቆምም።

ነገረ

ከሁኩም፡ ጊያሰጡበት፡ ክይገጠፋም።

ከምሳኪ፡ ትጠጠር፡ ክውሬዎችን፡

ክማዲን፡ ትንገሽ፡ ክውሬዎችን፡

ማዲን፡ ይኛካሉ።

የሐንሰ

ክነዚህ፡ ትንገሽ፡ ክውሬዎች፡ የት፡ ይገ

ኛሉ?

ገበይ

የሐንሰ

እነሱ፡ ጥዋት፡ ጥዋት፡ በየሚዳውሩ፡
በየገረብታው፡ ጎራቸውን፡ ሲከ
ቀቅሙ፡ ይገኛኩ።

ይሁን። ብቻህ። የፍቃድ፡ ወረቀቱን፡
እውጥቼ፡ ከደጌን፡ እጅምራኩሁ።

ጥያቄና፡ መከሰ

ጥያቄ

መከሰ

እውንበሩ፡ ካይ፡ እንደመቀመጥ፡ ብኡ።
የተነሳ፡ ማን፡ ነው?

ያስተማሪዎ፡ ክጅ፡ ነው።

እንድ፡ ነገር፡ ለመጣ፡ እገርህን፡ ከመ
ከካከሉ፡ ፈቃድኛ፡ ነህ?

እዎን። ፈቃድኛ፡ ነኝ።

ከሽርሽር፡ ስትሄዱ፡ ለታችሁን፡ የሚጠ
ብቅካችሁ፡ ሰው፡ እገኛችሁ?

እዎ። እንድ፡ ተማሪ፡ ኪጠብቅኩን፡ ነው።

ሰኔውን፡ የት፡ እስቀመጠው?

ከሙ፡ ዘንድ፡ እስቀመጥሁት።

የሱሩውን፡ ዛፍ፡ ጭፍጭፍ፡ ያይረገው፡
ማን፡ ነው?

መንገድ፡ ሠራተኞች፡ ናቸው።

ሰከ፡ ክብት፡ ማርገት፡ እመድሐኑ፡ ው
ሰን፡ ተጠቀሰ?

የከም። ገና፡ እክተጠቀሰም።

እጋዜጣው፡ ውስጥ፡ የሰዎችን፡ ስም፡
መጥቀስ፡ ያስፈልጋል?

እዎን። መጥቀስ፡ ያስፈልጋል።

ከምን፡ የሚኒስትሩን፡ ንግግር፡ ሰማ፡
እድርጋችሁ፡ ከትሄዱም?

እሁን፡ ከመሰማት፡ ጊዜ፡ የሐንም።

ጥያቄ

መልስ

ያከፈህ፡ መገናኛ፡ ወይ፡ ገጠማዊ፡ መሳሪያ፡ ይ
ቻላል?

የአዎ፡ ከይቻልም።

ከገናኛ፡ መገናኛ፡ ያከፈህ፡ ጥሪ፡ የመጣ፡
ሰው፡ ክስ?

አዎ፡ ሁከታችን፡ ከከተማዎ።

ከሚሰጥ፡ ውስጥ፡ ያከፈህ፡ ማደግ፡
ይቻላል?

የአዎ፡ ያከፈህ፡ ማደግ፡ ከይቻል
ም።

ከገር፡ ግዛት፡ ሚኒስቴር፡ ውስጥ፡ የሚ
ሠራ፡ ወገኑም፡ ክስ?

አዎ፡ ክስ፡ የሚሠራ፡ ወገኑም፡
ክስ።

ከደግሞዝህ፡ ቀረጥ፡ ሰንጠረዥ፡ ትገባክ?
ሠራተኞች፡ ገቡ፡ ያከፈህ፡ ይገባክ?
ክስ፡ ጋር፡ የሚሠሩ፡ ጥሩ፡ ክስ፡ ታው
ቻላል?

አዎ፡ ገር፡ ክስ፡ ትገባክ።
አዎ፡ ቀረጥ፡ በጣም፡ ገቡ፡ ታው።
ከገናኛህ፡ የሚሠሩ፡ ጥሩ፡ ክስ፡
የአዎ።

ክስ፡ የሥራ፡ ክስ፡ ማደግ፡ ዳር፡ ቆይቶ
ም፡ ይሠራል?

ክስ፡ ክስ፡ ጋር፡ ሰንጠረዥ፡ ክስ፡
ይጠብቅ።

ከገናኛህ፡ ክስ፡ ሠር፡ የሚከታተል
ት፡ ፍቅር፡ ያገባ፡ ጥሩ?

የአዎ፡ የፊ፡ ክስ፡ ክስ።

ከገናኛህ፡ የት፡ ሠር፡ ታገባክ?
የሰንጠረዥ፡ የሠራ፡ ክስ፡ በጣም፡
ክስ፡ ጥሩ፡ ክስ?

አዎ፡ ዳር፡ ክስ።
አዎ፡ ማደግ፡ ክስ።

በሚመጣው፡ ልማት፡ የመሬት፡ ሞገ፡ ስ
ቀነሰ፡ መሬት፡ ገዝተህ፡ ስት፡ መ
ሠራት፡ ትገባክ?

አዎ፡ በጣም፡ ክስ፡ ክስ።

ጥያቄ

መልስ

ክሮጌውን፡ ለት፡ ከቅቅ፡ ክኢሉ፡ ለት፡

ከክንድ፡ ሳምንት፡ በኋላ፡ ክኢሉ፡ ለት፡

መቼ፡ ይገባሉ?

ይገባሉ።

ሌቱ፡ መከቀቂን፡ ከሰማቸው፡ ቆይታ

ክዎን? ከሰማን፡ ቆይታ ነው።

ችኋል?

ክዚህ፡ የመጣህ፡ ክገፋን፡ ከመጠን፡ ነ

ክገፋን፡ ከመጠን፡ ጠቻ፡ ሳይሆን፡ ትመህ

ው?

ርትም፡ ከመጣር፡ ነው።

በፋን፡ የሰበሰቡት፡ ልትገፍት፡ ስትሉ፡

ክዎ? ልትገፍት፡ ስትሉ፡ ነው።

ነው?

የንግድን፡ ክክጋ፡ ያገኘኸው፡ የሰራት፡

ክዎ? የሰራት፡ ክክጋ፡ ልጅህን፡ ስትሉ፡

ክክጋ፡ ልትገፍት፡ ስትሉ፡ ነው?

ነው።

ከመ፡ የሃዳው፡ ምሳ፡ ከሰጡት፡ ሲሉ፡

ክዎ? ከሰጡት፡ ሲሉ፡ ነው።

ነው?

ጠካ፡ የሰማቸውት፡ ሌቶን፡ ከጠካ፡ ሲ

የከዎ? ከዚያ፡ በጌት፡ ነው።

ሉ፡ ነው?

ከመ፡ የደወከህህ፡ ሌት፡ ልትገፍት፡ ስትሉ፡

ክዎ? ሌት፡ ልትገፍት፡ ስትሉ፡ ነው።

ነው?

ክግሬን፡ የቆረቆረው፡ ሃፍ፡ ልትቆርጥ፡

ክዎ? ክግሬን፡ ልትቆርጥ፡ ስትሉ፡ ነው።

ስትሉ፡ ነው?

መገናኛውን፡ ክጭቀ፡ ውሰን፡ የደገቀ

ክዎ? ከጎዶ፡ ሲሉ፡ ነው።

ፋት፡ ከጎዶ፡ ሲሉ፡ ነው?

ወገገቸውን፡ የጎዶት፡ ድገገገን፡ ከያ

ክዎ? ድገገገን፡ ከያጎሉ፡ ሲሉ፡ ነው።

ሉ፡ ሲሉ፡ ነው?

ጥያቄዎች

ስንድ፡ ሰው፡ የፈቃድ፡ ወረቀት፡ ከማግኘት፡ የት፡ መሄድ፡ ክከበት?

በደብዳቤው፡ ውስጥ፡ ምን፡ ነገር፡ መግከጥ፡ ክከበት?

ያዳኝ፡ ፈቃድ፡ ወረቀት፡ ሲያወጣ፡ ምን፡ መክፈት፡ ክከበት?

እርሶዎ፡ ኪትሎድያ፡ ለሂደት፡ ምን፡ ልይነት፡ ክውጫዎች፡ ማዳን፡

ይፈታሉ?

ክሜሬግ፡ ውስጥ፡ ካዳን፡ የመሆኑ፡ ብዙ፡ ልይነት፡ ክውጫዎች፡ ክከ?

ከመሆኑ፡ ከሥጋ፡ የመሆኑትን፡ ክውጫዎች፡ ብቻ፡ ማዳን፡

ይፈታሉ፡ ወይስ፡ ኮኩችንም፡ ያድናሉ?

ስንድ፡ ክዳኝ፡ ፈቃድ፡ ካወጣ፡ በኋላ፡ ከማዳን፡ የት፡ ይሄዳል?

ክዳኝ፡ ያስተፈቀድከትን፡ ክውጫ፡ ገድኮ፡ ለገኝ፡ ምን፡ ይከረከባሉ?

ብዙ፡ ክዳኞች፡ ገሜሬግ፡ ውስጥ፡ ይገኛሉ?

እርሶዎ፡ ክዳኝ፡ ነዎት?

ክርግ፡ ዘጠነኛ፡ ትምህርት

ንግግር

(የውጭ ፡ ጉዳይ ፡ ሚኒስቴርን ፡ መጎብኘት)

የሐንሰ

ጤና ፡ ይሰጥከኝ ፡ ጌታዬ ፡ ስሜ ፡ የሐን

ሰ ፡ ይገኛል።

ነገረዳ

ጤና ፡ ይሰጥከኝ ፡ ነገረዳ ፡ እገኛለሁ።

ምን ፡ ካድርግከዎ ፡ ጌታዬ?

የሐንሰ

እንድ ፡ ጉዳይ ፡ ሰካከኝ ፡ የክብርነትዎን ፡

ክርዳት ፡ አመጠዎኝ ፡ መጣሁ።

ነገረዳ

በተቻለኝ ፡ መጠን ፡ ጉዳይዎን ፡ አመራዳ

ም ፡ እጥራለሁ።

የሐንሰ

ሚስቴ ፡ ስሜዝ ፡ የሚገኙ ፡ የሚሪካ ፡

መንግሥት ፡ ልዩ ፡ መካከተኛ ፡ በቅ

ርብ ፡ ጊዜ ፡ እድሉ ፡ ክብር ፡ ይገኛል።

ስከዜህ ፡ ነገሰብር ፡ ሚኒስትሩ ፡ ጋር ፡

አመገናኙን ፡ የሚገገው ፡ ዝግጅት ፡

እንዲደረግካቸው ፡ በሚሰጡ ፡ ከዚ

ሁ ፡ ጉዳይ ፡ አግብዎን ፡ አመጠዎኝ ፡

መጣሁ።

ነገረዳ

ክብር ፡ የውጭ ፡ ጉዳይ ፡ ሚኒስትሩ ፡

ጋር ፡ አመገናኙን ፡ እሰፈካለሁን ፡

ዝግጅት ፡ አላደረግ ፡ በኔምገሲያችሁ ፡

በሁሉ ፡ የሚገገውን ፡ ጥያቄ ፡ በደንብ ፡

መሠረት ፡ እንዲቀርብኩን ፡ ያሰሩ

ክጋሉ።

ጥያቄና መከሶ

ጥያቄ

መከሶ

የገጠላዎች ጎብኪዎች ስንት ማንኛው ነው?

ስምንት ማንኛው ያህል ነው።

ትምህርት ለታችኛው ነገራት የተሠራ ነው?
አይደለም?

የአምስት ነገራት የተሠራ ነው።

ከጠቅላይ የተሠራው ነገራት ነገራት
ሠራ ለገጠላዎች የሰጠው ውጤት
ነው?

ነገራት የተሠራው ለገጠላዎች
ይወዳል።

የገጠላዎች ለገጠላዎች ገጠላዎች ለገጠላዎች
ውስጥ ገገ?

የአምስት የገጠላዎች ለገጠላዎች
ም።

የገጠላዎች ለገጠላዎች ለገጠላዎች ነው?

የአምስት ለገጠላዎች ነገራት ነው።

ይህ ሰው ለገጠላዎች ለገጠላዎች ለገጠላዎች
እንዴት ነው?

እንዴት ነገራት ነው።

ዛሬ ገጠላዎች ለገጠላዎች ለገጠላዎች ለገጠላዎች
ገገ ተቀጣ?

የአምስት ነገራት ተቀጣ።

ገጠላዎች ለገጠላዎች ለገጠላዎች ለገጠላዎች
ነገር?

ምናልባት የገጠላዎች ለገጠላዎች
ገገ ነገር።

በተቻለው መጠን ለገጠላዎች ለገጠላዎች
ምናልባት ነገር?

የአምስት ለገጠላዎች ለገጠላዎች ነገር
ነገር ም።

በተቻለው መጠን ለገጠላዎች ለገጠላዎች ለገጠላዎች
ኛ ነገር?

የአምስት ለገጠላዎች ለገጠላዎች ለገጠላዎች
ኛ ነገር።

የአምስት ለገጠላዎች ለገጠላዎች ለገጠላዎች
የአምስት ነገር?

በተቻለው መጠን ለገጠላዎች ለገጠላዎች
የአምስት ነገር።

ጥያቄ

መልስ

እዚህ፡ መድሐኛ፡ ቤት፡ ውሰጥ፡ ሰካ
ገጠኞች፡ የተዳፉ፡ ገዛ፡ የታሪክ፡
መድሐኞች፡ ይገኛሉ?

የከም፡ ገዛ፡ የታሪክ፡ መድሐኞች፡
እያገኙም።

ታሪካችንን፡ ከመደምሰስ፡ የተነሳው
ን፡ ሰው፡ ሰም፡ ታውቃለህ?

የከም፡ እካውቅም።

እንዴት፡ ሰው፡ የገርህንን፡ የሕዝብህን፡
ታሪክ፡ ከመደምሰስ፡ ለንግ፡ ምን፡
ታደርጋለህ?

በተቻለኝ፡ መጠን፡ እንገነዘብሁ።

የጠቀሰኸው፡ በኋላ፡ እሳካፊው፡ መን
ን፡ ነገር?

የከም፡ እከመጣም።

እርጋውን፡ ለገሰህን፡ እውነታው፡ እዴ
ሱን፡ ምንገርኸው?

የከም፡ እከምገርሁንም።

እዚህ፡ ከመምጣት፡ ገዛ፡ ጥረህ?

የከም፡ በጭራሽ፡ ከመምጣት፡ እከገርሁም።

ገሰሁ፡ ጊዜ፡ ነገረህ፡ ገዛ፡ መልክተ
ኖች፡ መንታው፡ ነገር?

የከም፡ በጣም፡ ገዛ፡ እከነገሩም።

ወደ፡ እሳሪገ፡ የሚሄዱት፡ መልክተ
ኖች፡ ተመረጡ?

የከም፡ ገና፡ እከተመረጡም።

እናንተ፡ መሥሪያ፡ ቤት፡ ውሰጥ፡ ሰንት፡
ገሰ፡ ሥራጣኖች፡ እኩ?

እንዴት፡ እምሰት፡ ይሆናሉ።

ከሕዝቡ፡ የተሰጠው፡ ዲንግ፡ በጣም፡
ንግ፡ ይመሰረታል?

በጣም፡ ገና፡ እያመሰረኩኝም።

ከመሆኑ፡ ገንዘቡን፡ ከሚሰጠው፡ የሚ
ንግ፡ ይመሰረታል?

የከም፡ እያመሰረኩኝም።

ጥያቄ	መልስ
ሰዓቲን፣ ክውኑቅ፣ ቦታ፣ ክሰቀመጠው? መከክተኛው፣ ክንዲት፣ ገኑ፣ ቤት፣ ውስጥ ጥ፡ ነው፡ የሚኖር?	ክጠረጴዛው፣ ካይ፣ ይመሰክራል። ክድንጋይ፣ ቤት፣ ውስጥ፣ ነው።
ከየንደንደቸው፣ ክመቶ፣ ብር፣ ጠካይ፣ ይ ገባቸው፣ ይመሰክራሉ?	የከም፣ ክይገባቸውም።
ክኛ፣ መድሐኛ፣ ቤት፣ ውስጥ፣ ስንት፣ የታ ጌታ፣ መድሐኛ፣ ያስገኛል፣ ይመ ሰከላሉ?	ቢያንስ፣ ሃምሳ፣ የታጌታ፣ መድሐኛ፣ ያስገኛል።
ሰከ፣ ቤቱ፣ ክጌታ፣ ዘርዘረህ፣ ነገር ላቸ ው?	ክዎ፣ ማንኛውንም፣ ነገር፣ ነገር ሁሉም ው።
ክሸገርህና፣ ገረድህ፣ ጠላት፣ ተካካፊ ት፣ መቀጣታቸው፣ ክውነት፣ ነው?	ክዎ፣ ክሥር፣ ብር፣ ተቀጡ።
ክዚህ፣ ክገር፣ ክመቅረት፣ ሞክረህ፣ ነገ ር?	የከም፣ ክከምገርሁም።
ክገባትዎ፣ ዘንድ፣ የመጣውን፣ መንገድ ተገናኙት?	የከም፣ ክከተገናኙትም።

ድርሰት

ወደ፣ ውጭ፣ ጉዳይ፣ ሚኒስትር፣ ጠየቀው፣ መሃድ፣ ጠይቅ፣ ማቸ፣ መገንጠ
ክ፣ የተከመደ፣ ነገር፣ ነው። ደገ፣ ማቸ፣ ክውጭ፣ ጉዳይ፣ ሚኒስትር፣ ገቢ፣ ውስጥ፣
ሲደርሱ፣ የሚገባው፣ ክቀጠሉና፣ ሰዓታቸው፣ ይሰጣቸውና፣ ክመገናኙት፣ ክመገገጡ

የቶፕግራፍ ስራ፡ ምን ዓይነት ነው?

ከቶፕግራፍ፡ ከቶፕግራፍ፡ ለሌሎች፡ ይተቀዋል?

በቦርድ፡ ውስጥ፡ ምን ዓይነት ነው?

ሚስተኛ፡ ስራ፡ ወይ፡ ከሌሎች፡ ከቦርድ፡ ከምን ዓይነት መጠን?

ከምን ዓይነት ጋር፡ ከመሳሪያ ጋር፡ ፈላጊ?

ሃምሳኛ፡ ትምህርት

ንግግር

የሐንሰ

ግርማዎ፡ ጃንሆይን፡ ከመገናኛትኛ፡ እ
ጅ፡ ከመንሳት፡ በእናንተው፡ በጉሉ፡
ኪዘጋጅ፡ ይቻላል?

ገበዳ

ከዚህ፡ ቀኑ፡ ሌላ ገጠሞች፡ እንገኛለን።
መጅመሪያ፡ የፕሮቶኮል፡ ክፍሉ፡ ነገ
ግቢ፡ ሚኒስቴር፡ ጋር፡ እንዲገናኙ፡
በገንጠል፡ እንዲሰማሙ፡ በት፡ ያሰጠሉ
ጋህ።

ገዢያ፡ በጊዜ፡ እስኪገኝ፡ ሆኖ፡ ለገኝ፡
ቀጠሮ፡ ይደረግልዎታል።

የሐንሰ

ይህንን፡ ከመገናኛት፡ ወደ፡ ግቢ፡ ሚኒስቴር
ር፡ መሄድ፡ ያሰጠሉገኛል?

ገበዳ

የከም፡ እርሰዎ፡ ወደ፡ ግቢ፡ ሚኒስቴር
ር፡ መሄድ፡ እያሰጠሉገኛል።
ገንጠል፡ የመሥሪያ፡ ቤት፡ ጉዳይ፡ ስ
ከሆነ፡ እሁን፡ የፕሮቶኮል፡ ሹ
ሙን፡ ጠርቶ፡ እንገናኛለን።

የሐንሰ

ክቡርነትዎ፡ በጉዳይ፡ እሁን፡ ተነጋግሮ
በት፡ መጠሪያ፡ ወዲያው፡ ኪያሰጡ
ቀኝ፡ ይቻላል?

ገበዳ

ይህ፡ በቸገር፡ የሚሆን፡ ገር፡ እይደሉ
ም።
መጅመሪያ፡ ክፍሉ፡ ሹም፡ ጋር፡
ተነጋግሮ፡ የቀኑ፡ ስምምነት፡ ነገ
ረገግ፡ በጊዜ፡ ማመልከት፡ ድረ፡
ጉዳይን፡ በዝርዝር፡ ከግቢ፡ ሚኒስ
ትር፡ ማሰራጨት፡ እከገን።

የሐንሰ

ብዙ፡ ጊዜ፡ የሚፈጅ፡ ከሆነ፡ ገንጠል፡ ከ
ማጠገን፡ ምን፡ ማድረግ፡ ያሰጠሉ
ጋህ?

ገበዳ

ብዙ፡ ጊዜ፡ እይደሉም። ዳ፡ ግን፡ ዳን
በኛውን፡ የቢሮ፡ ሥነ፡ ሥርዓት፡
መጠቀሙ፡ ስለሚያሰጠሉ፡ የግቢ፡
ሚኒስትሩ፡ ሌላቸው፡ ጉዳይን፡ ከግ

ርማዊ ነታቸው ክቅርባው መኮ

ሱ መጠበቅ ያሰፈኩንቸዋል።

የሐንሰ

በሰንት ቀናት ውስጥ እርሳቸው መ

ኮሱ ማግኘት ይችላሉ?

ክበዳ

ምናልባት ሁከት ወይም ሦስት ቀን

ይፈጅ ይሆናል።

ግን ትዛዙ ክግብ እንደ መጣክን ወ

ዲያው እናሰታው ቅዳታክን።

የሐንሰ

በዚህ ሳምንት ውስጥ ክርስቶስ ዘንድ

መኮሱ ክጠጣታል።

ክበዳ

እዎ እናሰማዎታክን። ይባሉ ጤና

ይሰጥኩን።

የሐንሰ

እግዚአብሔር ይሰጥኩን። ጤና ይሰጥ

ኩን።

ጥያቄና መኮሰ

ጥያቄ

መኮሰ

ከጃንሆይ ጥሩ ክቅርባክ ተደረገክ

ቸው?

እዎን። በጣም ጥሩ ክቅርባክ ተ

ደረገክቸው።

የሚኩትን መተርጎም ትችላክህ?

የከም መተርጎም ክኮችኮም።

ከም ተክትካቸሁት ሃዳቸሁ?

ቤተን እዩኮች ሰካክን ነው።

ፓኪሉ እንደሚከተለው ያውቅን ነ

የከም በጭራሽ ክያውቅም ነበር።

በር?

ግርማዊ ነታቸው መጥተው በነበረ

የከም መምጣታቸውን ክኮሰሚሁ

ጊዜ ጠየቅህቸው?

ም።

ጥያቄ

መከሰ

ጃንሆይ፡ ብዙ፡ ሰዓት፡ ልጆች፡ ክኩዋቸው?
ው?

ክዎን፡ ሰዓት፡ ልጆች፡ ክኩዋቸው።

ዛሬ፡ በክምሰት፡ ሰዓት፡ ጃንሆይን፡ እጅ፡
ከመንጥት፡ ትሃዳከህ?

የከም፡ በክምሰት፡ ሰዓት፡ መሃድ፡ ክ
ኮችከም።

በመመጣው፡ መገኘት፡ ልታያቸው፡
ቃ፡ ገብተህ?

የከም፡ ቃ፡ ክኮገገሁም።

የግቢውን፡ ክቅጣጣ፡ ተውቋታካቸሁ?
ክግቢው፡ ክጠገብ፡ የገቢው፡ ሆታ፡
ክሁንም፡ ክኮ?

የከም፡ ክከውቅም።

የከም፡ ክሁን፡ የከም።

ነገሩን፡ በዝርዝር፡ ከመገሰሰት፡ ክመነ
ታ?

የከም፡ በጭጮ፡ ክከመነታም።

ጃንሆይ፡ ከፍሬዲዳንቱ፡ ጋር፡ ያመሻኩ?

የከም፡ ክያመሹም።

ጃንሆይ፡ ክውርዳን፡ የጎበኛ፡ በየትኛ
ው፡ ዓመቱ፡ ምህረት፡ ነው?

በክሥራ፡ ዘጠኝ፡ መቶ፡ ሃምሳ፡ ክም
ሰት፡ ዓመቱ፡ ምህረት፡ ነው።

የሠጠውን፡ ሥራ፡ በዝርዝር፡ ክመነ?

የከም፡ ክንዲንም፡ ክከመነም።

ሰጠ፡ ክንገባክ፡ ክኮህ?

የከም፡ በጣም፡ ሰጠ፡ ክይደከም።

ደንበኛ፡ ቤት፡ ሠጠህ?

የከም፡ ገሩ፡ ክኮሠጠሁም።

ቤቱን፡ ሲሠሩ፡ በጣም፡ ያቀጥጥኩ?

የከም፡ በጣም፡ ክያቀጥኝም።

ክግቢው፡ ውስጥ፡ ያስቀመጣችሁትን፡
ዕቃ፡ ወሰዳችሁት?

የከም፡ ክኮወሰድኑም።

ነገሩን፡ ከሰዎች፡ መገናኛት፡ ያሰፈኩ
ኮ?

የከም፡ ክያሰፈኩም።

ጥያቄ	መከሰ
የመጡትን፣ ደብዳቤዎችን፣ በገርገር፣ ማንኛን፣ ያስፈልጋል?	ከዎ? ያስፈልጋል።
ከቶ፣ ከሚ፣ ወይ፣ ከሚ፣ በመርጠጥ፣ ከንዲህ፣ ከዘገኘው?	የከም? ከካዘገሁትም።
ከብሰህ፣ ከንዲተጠብቅህ፣ ትሰላገ፣ ሰ ጠህ?	የከም? ገዳ፣ ከከሰጠህም።
የቤተ፣ መንግሥትን፣ ሥነ፣ ሥርዓት፣ ታውቀዋለህ?	የከም? ገዳ፣ ከጠይቅ፣ ነው።
ከዲሰ፣ በርሳ፣ ገዛተህ፣ ሰጠኸው?	የከም? ከከሰጠህትም።
መቀጫውን፣ ከሰጠህህ?	የከም? ከካሰጠህኝም።
ገንጠ፣ የተሠራ፣ ከጠብሰ፣ ከክንፎት፣ ነው?	የከም? ከክንፎት፣ ሰ፣ ነው።
መከከተኛው፣ ከግብ፣ መጠራትህን፣ ነ ገረህ?	የከም? ከከነገረኝም።
በምን፣ ምንገን፣ የተቀጣ፣ ይመሰክሩ ከ?	በክውነት፣ ከካወቅሁም።

ድርሰት

ሚስተኛ፣ ሰሚዝ፣ የተገኙ፣ የከሚ፣ መንግሥት፣ ከፊ፣ መከከተኛ፣ ከትዮ
ድያን፣ ከመጠብቅት፣ በክደሮጥካን፣ ከኒው፣ ሶርክ፣ ከተማ፣ ተነሰተው፣ ወይ፣ ከዲሰ፣
ከገገ፣ ተገዙ።

ክዲሱ፡ ክበባ፡ ክመግግታቸው፡ በጌት፡ ክቶ፡ ቶሐንሱ፡ የተገኑ፡ የክሜሪግን፡
 ክምግሲ፡ ሠራተኛ፡ ወዲ፡ ክትቶኒያ፡ የውጭ፡ ጉዳይ፡ ሚኒስቴር፡ ሃዲው፡ ንቶ፡ ክበ
 ዲ፡ ጋር፡ በሰጠው፡ ተነጋገሩ።

ሚስተር፡ ሰሚዝ፡ ክፍ፡ ያኑ፡ የመንግሥት፡ ገክሥክግን፡ በመሆናቸው፡ ክት
 ቶኒያ፡ በመገቡበት፡ ጊዜ፡ ዲንገኛው፡ የፕሮቶኮል፡ ክቀገበኩ፡ ክንዲዲረግካቸው
 ና፡ ግርማዊነታቸውን፡ ክጅ፡ ክንዲነሱ፡ የሚያስፈልገው፡ ነገር፡ ክንዲዘጋጅካቸ
 ው፡ ሆነ።

ይህንን፡ ሥራ፡ ክማክኖውን፡ ሥክግኑ፡ ያቶ፡ ክበደ፡ በመሆኑ፡ ክፕሮቶኮ
 ኩ፡ ክፍኩ፡ ሹም፡ ጋር፡ ተነጋግረው፡ ክንድ፡ ማመክገቻ፡ ክግቢ፡ ሚኒስቴር፡ ክንዲ
 ዳፍ፡ ተደረገ። የግቢው፡ ሚኒስትር፡ ጉዳይን፡ መርምረው፡ ክግርማዊ፡ ጂንሆይ፡
 ክቀረቡ።

ግርማዊ፡ ጂንሆይ፡ መክገም፡ ፈቃዳቸው፡ መሆኑን፡ በማሰታወቃቸው፡
 የውጭ፡ ጉዳይ፡ ሚኒስቴሩ፡ ሠራተኛ፡ ክቶ፡ ክበደ፡ ክክሜሪግን፡ ክምግሲ፡ ገክ
 ሥክግን፡ ንቶ፡ ቶሐንሱ፡ ጋር፡ ነገሩን፡ ክዘጋጁ።

ሚስተር፡ ሰሚዝ፡ ክዲሱ፡ ክበባ፡ በመገቡበት፡ ሰዓት፡ የፕሮቶኮል፡ ሹም
 ና፡ የሚገኝ፡ ክምግሳዲር፡ ክነቀክታቸው፡ ክይሮፕካን፡ ግቢያ፡ ድረስ፡ ሃ
 ዲው፡ ክንግዳውን፡ ተቀብሎ። በማግኘቱ፡ ክንግዳው፡ ግርማዊነታቸውን፡ ክጅ፡
 ክመንገት፡ ወዲ፡ ለተ፡ መንግሥት፡ ሃዲ።

ጥያቄዎች

ሚስተር፡ ሰሚዝ፡ ሥራቸው፡ ምንድን ነው?

ክቦች፡ ክገር፡ መጡ?

ሃምሳ ክንደር ትምህርት

ጓግግር

ሰከ ትምህርት

የሐገሰ

በኪትዮድያሩ በክሜሪካ ትምህርት፡
መካከል፡ ጠዙ፡ ሐደኝት፡ ክክ?

ክበደ

በጠቅካካው፡ ሲተሰጥ፡ የኪትዮድያሩ
ትምህርትና፡ የክሜሪካ ትምህርት
ት፡ በጠዙ፡ ነገር፡ ይመሰሰሳል።
ሆኖም፡ በክንደር ነገር፡ ይከያ
ያል።

ከምሳሌ፡ በጥኪድ፡ ደረጃ፡ የሚሰጠው፡
ትምህርት፡ ካሜሪካ ትምህርት፡
ጋር፡ በጣም፡ ይመሰሰሳል

በክንደር፡ ደረጃና፡ በሁከተኛ፡ ደረጃ፡
የሚሰጠው ትምህርት፡ ግን፡ ካ
ሜሪካ ትምህርት፡ ጋር፡ ክይመ
ሳሰላል።

የሐገሰ

ክንደር፡ ደረጃ፡ ትምህርት፡ ለቶች፡ ሰን
ት፡ ክፍሎች፡ ክኩዋቸው?

ክበደ

ክንደር፡ ደረጃ፡ ትምህርት፡ ለቶች፡ በሰ
ምንት፡ ክፍሎች፡ ይገኛሉ።

በየክንደር፡ ክፍል፡ የክንደር፡ ዓመት፡ ት
ምህርት፡ ሰከሚሰጥ፡ ክንደር፡ ደ
ረጃ፡ ትምህርት፡ ለቶች፡ ከመጠረ
ሰ፡ ሰምንት፡ ዓመት፡ ያሰፈሉጋል።

የሐገሰ

ሁከተኛ፡ ደረጃ፡ ትምህርት፡ ለቶች፡
ክንፋፊካቸው፡ ክንደር፡ ነው?

ክበደ

ሁከተኛ፡ ደረጃ፡ ትምህርት፡ ለቶች፡ በክ
ሬት፡ ክፍሎች፡ ይገኛሉ። ክንደር
ህ፡ ገሱት፡ ትምህርት፡ ለቶች፡ ሁከ
የክሬት፡ ዓመት፡ ትምህርት፡ ይሰጣ
ል።

በጥኪድና፡ በደረጃው፡ ውስጥ፡ የሚ
ሰጠው ትምህርት፡ ክክሜሪካ ትም
ህርት፡ ጋር፡ በጠዙ፡ ነገር፡ ሰከሚመሰሰ
ሰል፡ ክርሰዎ፡ ክደሰ፡ ነገር፡ ክይይከም።

ጥያቄ፡ መከሰ

ጥያቄ

መከሰ

ወደዚህ ስገር፡ የመጣህ፡ ከምንድን፡
ነው?

ከትምህርት፡ ነው።

ያንዳች፡ ደረጃ፡ ትምህርት፡ ከመማር፡
ነው፡ ወይስ፡ የሁከተኛ፡ ደረጃ?

የከም፣ የጥኮጅ፡ ትምህርት፡ ከመማር፡
ር፡ ነው።

ያንዳች፡ የሁከተኛ፡ ደረጃ፡ ትምህርት
ህን፡ የት፡ ተማርክ?

ስገራ፡ ውስጥ፡ ተምራ፡ ጩራስጉ።

የከማሪካ፡ ትምህርት፡ የኢትዮጵያ፡
ትምህርት፡ ይመሰገናል?

ከዎን፡ የተቀራረቡ፡ ነው።

ከምን፡ የጥኮጅ፡ ትምህርትህን፡ ስገር
ርህ፡ ውስጥ፡ ስከቀጠክህም?

ከሰጥካርሽ፡ ሰጥጥሁ፡ መጣሁ፡ እን
ጁ፡ እዚያው፡ ጠቅላይ፡ ጠቅላይ፡
እኛ፡ ነበር።

ከመሆኑ፡ በጣም፡ ብዙ፡ ጥኮጆች፡ እን
ኩዋችሁ?

የከም፡ በጣም፡ ብዙ፡ እይደሉም።

ስሁን፡ እዚህ ስገር፡ የት፡ ትምህርት፡
ቤት፡ እንደምትሄድ፡ ምን፡ ዓይነት፡
ነት፡ ትምህርት፡ እንደምትማር፡
ተውቀክህ?

የከም፡ ከካውቅም።

ትምህርትህን፡ ከጩራስ፡ በኋላ፡ በቀ
ጥታ፡ ወደ ስገርህ፡ ትመከሳክህ?

የከም፡ ከጥቂት፡ ጊዜ፡ ከውሮዳን፡ ከመ
ጉጥጥ፡ እመኛክሁ።

ከተመከሰክ፡ በኋላ፡ ማስተማር፡ ትፈ
ከጋክህ?

ከዎን፡ የማስተማር፡ ሥራ፡ በጣም፡
ደስ፡ ይከኛል።

ጥያቄ

መልስ

እነኚህ፡ ውስጥ፡ የሚያስተምሩ፡ ብዙ፡
ኪትዮህያዊያን፡ ከስተማሪዎች፡
ክኑ?

በግም፡ ብዙ፡ ክይዲኩም። ሆኖም፡
መኖሩን፡ ክኑ።

ኪትዮህያ፡ ውስጥ፡ ያከው፡ የሕንጻዎች፡
ክኒዬ፡ የት፡ ክተማ፡ ነው?

በጎንደር፡ ክተማ፡ ውስጥ፡ ነው።

ክዲስ፡ ክበግ፡ ክተማ፡ ውስጥ፡ ብዙ፡
ክኒዬች፡ ክኑ?

የከም፡ ጥቂት፡ ናቸው።

ክንተ፡ የተማርክበት፡ ትምህርት፡ ለት፡
በሺ፡ የሚቆጠሩ፡ ተማሪዎች፡ ክኑ
ት?

ክዎ፡ ብዙ፡ ሺ፡ ተማሪዎች፡ ክኑት።

የትምህርት፡ ለቱ፡ ዲሌክተር፡ ኪትዮህ
ያዊ፡ ነጠር?

ክዎ፡ ኪትዮህያዊ፡ ነጠር።

በኪትዮህያ፡ ትምህርት፡ ለቶች፡ ውስጥ
ጥ፡ ወንድና፡ ሴት፡ ተማሪዎች፡ ክብ
ረው፡ ይማራሉ?

ክዎ፡ ክብረው፡ ይማራሉ።

ትምህርት፡ ለቶች፡ በሙኩ፡ የመንግሥ
ት፡ ናቸው?

የከም፡ ክንዳንድ፡ የግሉ፡ ትምህርት፡ ለ
ቶች፡ ክኑ።

የሌተ፡ ክርስቲያን፡ ትምህርት፡ ለቶች፡
ክመንግሥታዊ፡ ትምህርት፡ ሌካ፡ ም
ን፡ ያስተምራሉ?

ሌካ፡ ብዙ፡ ዓይነት፡ ትምህርት፡ ያስተ
ምራሉ።

በኪትዮህያ፡ ውስጥ፡ ተማሪዎች፡ ለት
ምህርታቸው፡ ገንዘብ፡ ይገኛካሉ?

ክዎ፡ ጥቂት፡ ገንዘብ፡ ይገኛካሉ።

ጥያቄ

መልስ

ኪትዮቲያ፡ ውስጥ፡ ብዙ፡ የግሪክ፡ ትምህርት፡ ቤቶች፡ ነኩ?

በጣም፡ ብዙ፡ ክፍሎች፡ ሲኖሩ፡ የኩትም፡ ትምህርት፡ ቤቶች፡ የሚገኙት፡ ከትኩስ፡ ክፍት፡ ክፍሎች፡ ክፍሎች፡ ውስጥ፡ ነው።

በኪትዮቲያ፡ ውስጥ፡ በየመቶ፡ ትምህርት፡ ቤቶች፡ በምን፡ ወር፡ ይገኛሉ?

ከንዲህ፡ ክፍሎች፡ በመስጠትም፡ ወር፡ ውስጥ፡ ነው።

ኪትዮቲያ፡ ውስጥ፡ ብዙ፡ የሚሰሩት፡ ትምህርት፡ ቤቶች፡ ነኩ?

አዎ፡ ሞልተዋል።

ብዙ፡ የሮማውያን፡ ትምህርት፡ ቤቶች፡ ነኩ?

አዎ፡ ብዙ፡ ናቸው።

የክርስቲያን፡ ዳካማ፡ በጣም፡ ጥሩ፡ ነው?

የከፍተኛ፡ በጣም፡ ጥሩ፡ ክፍሎች፡ ናቸው።

የቀዳማዊ፡ ኃይለ፡ ሥላሴ፡ ደብዳቤ፡ የግሪክ፡ ነው፡ ወይስ፡ የሙሴዊ?

የሙሴዊው፡ ደብዳቤ፡ ነው።

የሚገኘው፡ የትኩስ፡ ክፍት፡ ነው?

ከኪትዮቲያ፡ ውስጥ፡ ነው።

ብዙ፡ ተማሪዎች፡ ይገኙበታል?

መጠንኛ፡ ናቸው።

ድርሰት

በኪትዮቲያ፡ ውስጥ፡ ከቦ፡ ከቦ፡ ትምህርት፡ ቤቶች፡ በየገጠሙ፡ ተከፍተው፡ በብዙ፡ ሺ፡ የሚቆጠሩ፡ የኪትዮቲያ፡ ወጣቶች፡ ይማሩባቸዋል። ከነዚህም፡ ትምህርት፡ ቤቶች፡ በሦስት፡ ዋና፡ ክፍሎች፡ ይከፈላሉ። የመጀመሪያው፡ ክፍሉ፡ ከንዲህ፡ ድረስ፡ ትምህርት፡ ቤቶች፡ ይገኛሉ። በነዚህ፡ ትምህርት፡ ቤቶች፡ ውስጥ፡ የኪትዮቲያ፡

ዓመት፡ ነርሱ፡ ይሰጣሉ። በሁከተኛ፡ ደረጃ፡ ትምህርት፡ ለቶች፡ ግጥ፡ የክራት፡ ዓመት፡ ትምህርት፡ ይሰጣሉ።

መጻፍቸውም፡ ዓይነት፡ ነጥቶች፡ ትምህርት፡ የሚሰጠው፡ በነገራዊና፡ በደብዳቤ ርሲቲ፡ ውስጥ፡ ስለሆነ፡ ከነጥቶች፡ ትምህርት፡ የተዘጋጁት፡ ተመሳሳይ፡ ሁኔታዎች፡ ይከሰታሉ። ይህም፡ በነገራዊ፡ ውስጥ፡ የሚሰጠው፡ ትምህርት፡ ከክራት፡ ዓመት፡ ነው። በዚህ፡ ጊዜ፡ ውስጥ፡ ተመሳሳይ፡ ጉዳይ፡ ጉዳይ፡ ትምህርት፡ ይመሰገናል። የነገራዊ፡ ትምህርት፡ ተገቢነት፡ ሲያነጻጽሩ፡ ግጥሞች፡ ሆኖ፡ ይቆያሉ። ግጥሞች፡ ግጥ፡ ከነጥቶች፡ ትምህርት፡ ወይ፡ ደብዳቤ ርሲቲ፡ ይህም፡ በክራት፡ ክራት፡ ነጥብ፡ ነጥብ፡ ውስጥ፡ የተገኘው፡ ክራት፡ ደብዳቤ ርሲቲ፡ ከተሰጠው፡ ሲሄድ፡ የተመሳሳይ፡ ቁጥር፡ ክራት፡ ክራት፡ የሚመሰገን፡ ነው።

ጥያቄዎች

- በኪትዮቱያ፡ ውስጥ፡ ስንት፡ ተመሳሳይ፡ ይገኛሉ?
- በኪትዮቱያ፡ ውስጥ፡ ገዢ፡ ትምህርት፡ ለቶች፡ ክራት?
- የኪትዮቱያ፡ ትምህርት፡ ለቶች፡ በስንት፡ ክፍሎች፡ ይገኛሉ?
- የመጠኑን፡ ክፍሉ፡ ምን፡ ይገኛል?
- በስንደኛ፡ ደረጃ፡ ትምህርት፡ ለቶች፡ ውስጥ፡ የስንት፡ ዓመት፡ ነርሱ፡ ይሰጣሉ?
- ነጥቶች፡ ትምህርት፡ ለቶች፡ ይገኛሉ?
- በነገራዊ፡ ውስጥ፡ ምን፡ ዓይነት፡ ትምህርት፡ ይሰጣሉ?
- ደብዳቤ ርሲቲ፡ ውስጥ፡ ከመግባት፡ ምን፡ ማድረግ፡ ይከፈላል?
- ደብዳቤ ርሲቲ፡ ውስጥ፡ ከመግባት፡ ህገታዎች፡ መሆን፡ ይከፈላል?
- በክራት፡ ውስጥ፡ ስንት፡ ደብዳቤ ርሲቲዎች፡ ይገኛሉ?

ሃምሳ፡ ሁከተኛ፡ ትምህርት

ንግግር

የሐንሰ

በክንዳኛ፡ በሁከተኛ፡ ደረጃ፡ ትምህርት፡ ለቶች፡ ውስጥ፡ ምን፡ ሳይነት፡ ትምህርት፡ ይሰጣል?

ክበዳ

በጠቅካካው፡ ክርስቶስ፡ ክገር፡ የሚሰጠው፡ ትምህርት፡ እዚህም፡ ይሰጣል።

ከምሳሌ፡ ጃጣሬ፡ ቁጥር፡ ተገቢ፡ ሆኖ፡ ነ፡ ጥበብ፡ ቋንቋና፡ ሃይማኖት፡ በክንዳኛ፡ በሁከተኛ፡ ደረጃ፡ ትምህርት፡ ለቶች፡ ውስጥ፡ ይሰጣል።

በኮከብ፡ ደግሞ፡ ክንዳ፡ ፍልጠናና፡ ሕግ፡ ፖለቲካ፡ ክስተትና፡ መሐንዲስት፡ ሳይንስና፡ ሕንጻዎች፡ የመሳሰሉት፡ ትምህርቶች፡ ይሰጣሉ።

የሐንሰ

ተማሪዎች፡ እነዚህን፡ ትምህርቶች፡ የሚማሩት፡ በክንዳኛ፡ ነው?

ክበዳ

በክንዳኛ፡ በሁከተኛ፡ ደረጃ፡ ትምህርት፡ ለቶች፡ ውስጥ፡ ክንዳኛና፡ ክንዳኛዎች፡ ይጠቀሙግቸዋል። በኮከብ፡ ውስጥ፡ ግን፡ ክንዳኛና፡ ፈረንሳይኛና፡ ይጠቀሙግቸዋል።

የሐንሰ

ተማሪዎች፡ መንግሥት፡ እየተከፈሉ፡ ወ፡ የሚያስተምሩት፡ ወይስ፡ ሌላው፡ እየተከፈሉ፡ ነው?

ክበዳ

ቀዳሞ፡ ክንዳኛ፡ ደረጃ፡ ትምህርት፡ ለቶች፡ ጃጣሬ፡ ክስተት፡ ክሌጅ፡ ድረስ፡ መንግሥት፡ ማናቸውንም፡ ወጪ፡ እየተከፈሉ፡ ተማሪዎች፡ ያስተምሩ፡ ነበር። ከሁን፡ ግን፡ ግጥሞች፡ መንግሥት፡ ግጥሞች፡ ተማሪዎች፡ ክንዳኛዎች፡ ተከራክረዋል።

ሐንሰ

ነገረ

ትምህርት፡ በጣም፡ ክብሩወዳይ፡ ለመሆን
 ህይወት፡ ተማሪዎችን፡ መንግሥት፡ ነገ
 ከገዛቸው፡ በስተቀር፡ በሌላቸው፡
 ክብሩወዳይ፡ ለመማር፡ በጣም፡ ያስ
 ቸግራቸዋል።

ይህ፡ የሚያመጣጠር፡ ነው። ስለሆነ
 ህይወት፡ መንግሥት፡ ከገዛቸው፡ ተማሪ
 ዎች፡ ክብሩወዳይ፡ ይሰጣል።

ጥያቄ፡ መሰረት

ጥያቄ

መሰረት

እዚህ፡ ሐንጊም፡ ለት፡ ውስጥ፡ ስለሆነ
 ክፍል፡ የሚያውቁት፡ ሰዎች፡ ክፍል?
 በከፊትህ፡ የጣሉ፡ ህጎች፡ ክፍል?
 የመንግሥት፡ ትምህርት፡ ለመማር፡ የ
 ሚኒስቴር፡ ሰዎች፡ ክፍል?
 እንዲሁም፡ ትምህርት፡ መስተማር፡ የሚ
 ፈጠሩ፡ ክስተቶች፡ እዚህ፡ ነገ
 ተማሪ፡ ውስጥ፡ ይገኛሉ?
 የትምህርት፡ ሚኒስቴር፡ ብዙ፡ ክስተት
 ርሽጥ፡ ክፍል?
 ክፍል፡ ለት፡ ውስጥ፡ ብዙ፡ ሰው፡ ክፍል?

እነዚህ፡ ለመሰረት፡
 እንዲሁም፡ በተለይ፡ ክፍል፡ ውስጥ፡
 ሚኒስቴር፡
 እነዚህ፡ ለመሰረት፡
 እነዚህ፡ ለመሰረት፡
 እነዚህ፡ ለመሰረት፡

ጥያቄ

መልስ

የጅግጫሬና የታሪክ ትምህርት የተማሩ ኪትሮድያዊያን ክሉ?

ከዎ፣ ሞከተዋል።

ከሥነ ጥበብ ትምህርት ለትውስጥ ፓኬቲንግና ፍልሰፍና የሚማሩ ተማሪዎች ሞከተዋል?

ዕክም፣ ክንዚህን ትምህርቶች ክዚህ ትምህርት ለትውስጥ ክስተትም ነው።

ከኪትሮድያ የመጡ ሰዎች ታውቋል ክህ?

ከዎ፣ ዋሽንግተን ውስጥ ሞከተዋል።

በሚመጣው ጎምጎት ለዙ ወጪ ታደርጋክህ?

ወጪ የሚደርግበት ለዙ ምንጎች ሞከቶኛል።

ሴትህን ስትሠራ የሚያገዛህ ጌዳዎች ክሉህ?

ከዎ፣ ሞከተውኛል።

በዚህ ክተማ ውስጥ የሚኖሩት ሰዎች መግባት በፓኪስ የሚጠራ ክሉ?

ከዎ፣ ሞከተዋል።

ዛሬ ክሰዓት በኋላ ምን ታደርጋክህ?

ቀጠሮ ሞከቶኛል።

ክናገሩ መገደር ቀጠሮ ሞከቷል?

ጥንት ነበር፣ ክንጂ ክሁን ክንድ ም ክገገኝም።

የሚሸጥ ፍብክ ክህህ?

ከዎ፣ ሞከቶኛል።

ክገትህ ለዙ ክገብት ክካቸው?

ከዎ፣ ሞከቷቸዋል።

ኪትሮድያ ውስጥ ለዙ ዓይነት ክገብት ክህ?

ከዎ፣ ሞከቷል።

ጥያቄ

መልስ

በገንቀቃው፡ ከጠገብ፡ የሚታደጉ፡ ከ
ውጫ፡ ክኩ?

ከዎ፡ ከሥጋ፡ የሚሆኑ፡ ከውጫዎች፡
ሞክተዋል።

እናንተ፡ ጠቅካይ፡ ግዛቶች፡ ውስጥ፡
ትክክቅ፡ ተጫዎች፡ ይገኛሉ?

ከዎ፡ ሞክተዋል።

ሲኒማ፡ ቤት፡ ማቋቋም፡ የሚፈልጉ
ሰዎች፡ ተውታለህ?

ሲኒማ፡ ቤት፡ ከማቋቋም፡ የሚፈልጉ
ሰዎች፡ ሞክተዋል።

ከሰተማሪ፡ መሆን፡ የሚፈልጉ፡ ሰዎች
ክኩ?

ከዎ፡ ብዙ፡ ገንጣሪዎች፡ ሞክተዋል።

በዚህ፡ ወር፡ ውስጥ፡ ወደ፡ እዲሱ፡ ከ
በገ፡ የሚሄዱ፡ ሰዎች፡ ክኩ?

ከዎ፡ አኛ፡ መሥሪያ፡ ቤት፡ ውስጥ፡
ሞክተዋል።

ከከጅቶህ፡ መገኘት፡ ሕንጻዎና፡ መ
ማር፡ የሚፈልግ፡ ማን፡ ነው?

ትክቅ፡ ከጅ፡ ነው።

የትኛው፡ የሚሲዮን፡ ሆስፒታል፡ ሐ
ኪዎች፡ ክኩት?

እዲሱ፡ የሚሲዮን፡ ሆስፒታል፡ ሐኪ
ሞች፡ ሞክቶታል።

ፓኪቲክ፡ የሚማሩ፡ ብዙ፡ ኪትዮቲያ
ዊያን፡ ክኩ?

ከዎ፡ ሞክተዋል።

ኪትዮቲያን፡ ሄደው፡ ያዩ፡ ብዙ፡ ክሚሪ
ካዊያን፡ ክኩ?

ከዎ፡ በየገንቀቃው፡ ሞክተዋል።

ጥያቄዎች

ትምህርት፡ ከምን፡ ይጠቅማል?

በኢትዮጵያ፡ ሲሰጥ፡ ገጽታ፡ በምን፡ ካይ፡ ይጠቀሳል?

ብዙ፡ ትምህርት፡ ለቶች፡ በኢትዮጵያ፡ ውስጥ፡ ይገኛሉ?

ትምህርት፡ ለቶች፡ የት፡ ይገኛሉ?

በገጠናቶች፡ ትምህርት፡ ረገድ፡ የተጨማሪውን፡ ነገር፡ ክስረዳ፡፡

ተማሪዎች፡ ትምህርታቸውን፡ ሲጨርሱ፡ ምን፡ ያደርጋሉ?

ተማሪዎች፡ ሲገቡ፡ ወደ፡ ውጭ፡ ክገር፡ ይሄዳሉ?

ትምህርት፡ ወደፊት፡ በኢትዮጵያ፡ ውስጥ፡ ከምን፡ እየተስፋፋ፡

ይሄዳል?

እስካሁን፡ የሚሰጣቸው፡ ተማሪዎች፡ ብዙ፡ ናቸው?

እስካሁን፡ ከመግንቱ፡ ምን፡ ማድረግ፡ ያስፈልጋል?

ሃምሳ፡ ሦስተኛ፡ ትምህርት

ንግግር

የሐንሰ

ገበይ

ሰከ፡ ኢትዮጵያ፡ መንግሥት፡ ክብሩ፡
 ጊዜ፡ ጄምሮ፡ ከሚወጡ፡ ክፍሉ፡
 ነበር።
 ፍቅር፡ ለሆን፡ ከነግሩን፡ ይወዳሉ?

በቀድሞ፡ ጊዜ፡ ኢትዮጵያ፡ በብዙ፡
 ክፍሎች፡ ተከፋፍሎ፡ ነበር።
 ከያንዳንዱ፡ ክፍሉ፡ በንጉሥ፡ ይተካ
 ደር፡ ነበር።

ገበይ

ኃይሎች፡ ንጉሥን፡ ከንድ፡ ከድ፡ ተዋድ

ገድሮ፡ ጄምሮ፡ ኢትዮጵያ፡ የምትገዛ
 ው፡ በንጉሥ፡ ሰከሆን፡ የመንግሥ
 ትዋ፡ ሥነ፡ ሥርዓት፡ የተመሠረተ
 ው፡ በንጉሥ፡ ካይ፡ ነው።

ሮስ፡ ከንድ፡ ከድ፡ ምደባን፡ ያሉ፡
 ተነሳተው፡ ኢትዮጵያን፡ ከንድ፡
 ከሚወጡ፡ በግሩባት፡ ጊዜ፡ ይ
 ገግ፡ ንጉሥን፡ ከሸገ፡

የሐንሰ

ንጉሥ፡ ነገሥት፡ ተብሎ፡
 ገዛተዋል።

ከምን፡ የኢትዮጵያ፡ ንጉሥን፡ ንጉሥ፡
 ነገሥት፡ ተብሎ፡ ይጠራሉ?

ጥያቄ፡ መከሰ

ጥያቄ

መከሰ

በጠገይ፡ ለገድ፡ ጥሩነሽ፡ ክንዴን፡ ነች?
 ሥራው፡ በጥሮግራሙ፡ መሠረት፡ የ
 ሚወጡ፡ ይመሰክሩ?

በግም፡ ጥሩ፡ ነች።
 ክፍ፡ የሚሠራ፡ ይመሰክራል።

ሥራውን፡ ያገኘው፡ በቀድሞት ነች፡ ነው?

የከም፡ በትምህርቱ፡ ነው።

ጥያቄ

መልስ

የቂሱን፡ ንግግር፡ በመሁኑ፡ ተገነዘብኸኝ
ው?

ከዎ፣ ተገነዘብሁኝ።

የመሥሪያ፡ ቤቶችሁ፡ ገጂች፡ በዓመት፡
ሰንጠረዥ፡ ነው?

ከንድ፡ መቶ፡ ሺ፡ ስር፡ ነው።

በሚመጣው፡ ዓመት፡ ገዢ፡ ሠራተኞች፡
ትቀጥሎቻቸው?

ከዎ፣ ሁከት፡ መቶ፡ ሠራተኞች፡ እንቅ
ጥሎአች።

በክፍንተ፡ ቀበሌ፡ ገብር፡ ጣቢያ፡ ክኮ፣
ክሚሪን፡ መኪና፡ በመሥራት፡ በጣ
ም፡ ነፍ፡ ያከ፡ እርምጃ፡ ክድርጉ
ክኮ?

ያውቅሱሱ፡ ጣቢያ፡ እንደ፡ የገብር፡ ጣቢያ፡ የአም።
ከዎ፣ ነፍ፡ ያከ፡ እርምጃ፡ ክድርጉ።

ያዴ፡ ተዋዳሪሱ፡ ገብሮግና፡ ነገሱ፡
ምደከኩ፡ ገብሮግና፡ ይበከጥ፡ ነ
በር?

ሚገ፣ ያውቃለሁ።

ያገርህ፡ የትምህርት፡ ዕድገት፡ ክሁን፡
ነፍ፡ እያከ፡ ሄደኮ?

ክሁን፡ በጣም፡ ነፍ፡ ገደኮ።

በትምህርት፡ እረገድ፡ ኪትሎኑ፡ ያዴ
ረገፍው፡ እርምጃ፡ በጣም፡ ክሱ
ዳናቂ፡ መሰከ፡ ይተይሃኮ?

ከዎ፣ በጣም፡ ክሱዳናቂ፡ ነው።

የክፍንተ፡ ቀበሌ፡ ክስተዳዳሪ፡ ሰም፡
ሚገ፣ ነው?

ክቶ፡ ሎከንሱ፡ ይገኛል።

የሳይንስ፡ ትምህርት፡ በጣም፡ ነፍ፡ ያ
ከሰት፡ ክገር፡ ሚገ፣ ነው?

ክሚሪን፡ ነው።

ጥያቄ

መልስ

አገሪቱ ሳይንሱ ከመጣር ይፈልጋል?
አ?

የከፍታ የሳይንሱ ትምህርት በጭራሽ
ሽ። ከያስደስተውም።

ከመሆኑ ወደ ኮሌጅ ሄደህ ያረገህ?
ፈጽሞ አይደለም ተመልክተህ?

አዎ። ተመልክቻለሁ።

በምን ዓይነት ትምህርት ደግሞት
መስጠህ ነው?

በሳይንሱ ደግሞት ትመሰክሩኋል።

ከዚህ ምደባው ደግሞት ገንዘብ ነገር?
በየወጥታ የደግሞት ስራ ከሚገኝ ት
ሰጣለህ?

የከፍታ በጣም ትረገሙ ገንዘብ ነገር።
ከከፍታ ከከገኛለሁ።

የወር ገደብ ነገር በወጥታ መጀመሪያ
ሚወጡ ትችላለህ?

አዎ። ሆኖ ከውቀት ነው።

ከሽግግር ነገር በሰንጠረዥ ቀጠርኩ?

በክፍሉ ስር ቀጠርሁት።

የተናገርኩት ነገር መገንጠል መሆኑን
አሁን ተገንዝተኩ?

አዎ። ተገንዝቻለሁ።

ከትምህርት ህይወት ለመጀመሪያ ገንዘብ ነገር
ሚገኝት ገረብ ነገር?

አዎ። በጣም ገረብ ነገር።

የዚህ ክፍል የሳይንሱ ክፍሎች በጣም
ምን ዓይነት ክፍሎች ናቸው?

አዎ። በጣም ከሰደደው ነው።

በሳይንሱ ለገደብ ነገር የሰጠው የሰጠው
ክፍል ያህል ይመስላል?

አዎ። የሚገኘው ኮሌጅ ክፍል የከፍታ።

የከፍታ ገደብ የኪት የደግሞት መገንጠል
ከሰጠው ክፍል ዓይነት ይመስላል?

የከፍታ የተከፈለ ነው።

ጥያቄ

መልስ

ሴት፡ በሥራዋሩ፡ በጠገያዋ፡ የምት

ማን፡ የውቃት።

ወዳጅ፡ ይመሰክራሉ?

ካንተ፡ ካንተ፡ ማን፡ ክሸነፈ?

ጥሩነሽ፡ ክሸነፍኝ።

ዱሮ፡ እዚህ፡ ክገር፡ ሳረፈህ?

የከም፡ ክሁን፡ የመጀመሪያ፡ ጊዜ፡

ነው።

ዱሮ፡ ያየኸውን፡ ክገር፡ ዳግመህ፡ ማ

ክዎ፡ ማየት፡ እፈክጋለሁ።

የት፡ ትፈክጋለህ?

ዱሮ፡ ክማርጃ፡ ትገር፡ ክገር?

ክዎ፡ ዱሮ፡ እገር፡ ክገር።

ዱሮ፡ የተማርኸውን፡ ላሬ፡ ተሰተው

የከም፡ ክካሰተውሰውም።

ሰዋለህ?

የዱሮውን፡ የኪትዮራያን፡ ክተማ፡

ክዎ፡ ክውቃለሁ።

ተውቃለህ?

የዱሮው፡ ሰምህ፡ ማን፡ ክገር?

ከማ፡ ክገር።

ዱሮ፡ ክከተማው፡ ውሰጥ፡ ሲኒማ፡

ክዎ፡ ብዙ፡ ሲኒማ፡ ለጥፍ፡ ክገር።

ለጥፍ፡ ክገር?

ዱሮ፡ በየጊዜው፡ ሲኒማ፡ ታይ፡ ክገር?

ክዎ፡ በየሰዓት፡ ክይ፡ ክገር።

እዚህ፡ ክገር፡ ዱሮ፡ መጥተህ፡ ክገር?

ክዎ፡ በከጃነቴ፡ መጥጥ፡ ክገር።

የዱሮውን፡ ገንዘብ፡ ክወጡት?

ክዎ፡ ክዲሱ፡ ገንዘብ፡ ወጥቷል።

የዱሮው፡ ሳይነት፡ መገና፡ ክሁን፡ ይገ

ክዎ፡ ይገኛል።

ኛል?

የዱሮው፡ ለትህ፡ የተሠራ፡ ክክንጫ

ክዎ፡ ክክንጫት፡ ክገር።

ት፡ ክገር?

ድርሰት

በከሁኑ፡ ዘመን፡ ኪትሶድያ፡ የምትገዛው፡ በገገው፡ ነገሥት፡ ሠጠጣን፡
ሥር፡ ነው። ከገዳ፡ ሰው፡ ገገው፡ ነገሥት፡ ማከት፡ ምን፡ ማከት፡ ነው፡ ገገው፡ ለ
ጠይቅ፡ የሚመከሰከት፡ መከሰ፡ ከገዳሚ ክፍላው፡ ነው።

ገገው፡ ነገሥት፡ ማከት፡ የገገሆች፡ ገገሥ፡ ማከት፡ ነው። በቀድሞ፡ ዘመ
ን፡ ኪትሶድያ፡ በገገው፡ ክፍሎች፡ ተክፋፋካ፡ ነበር። ከያገዳገዳ፡ ክፍሉ፡ ሌሎች፡
የቻሉ፡ ከገር፡ ነበር። ከያገዳገዳ፡ ክፍሉ፡ ሌሎች፡ የቻሉ፡ ከገር፡ ነበር። ክፍሉ፡
ክፍሉ፡ ጋር፡ የሚያገናኙው፡ ገገው፡ ነገር፡ ከከነበረው። መገገድና፡ መገገፍ፡ ሰካላ
ነበረ። ክፍሉ፡ ክፍሉ፡ ወደ፡ ከካው፡ ክፍሉ፡ መሃድ፡ በጣም፡ ከሰቶጋሪ፡
ነበር። በዚህ፡ ምክንያት፡ ከያገዳገዳ፡ ከገር፡ በሌሎች፡ ገገሥ፡ ይተዳደር፡ ነበር።

ኪትሶድያን፡ ከገዳ፡ ከማድረግ፡ ገገው፡ ሰመጥ፡ ገገሆች፡ ተነሰተው፡ ቀ
ከያይቶ፡ የነበረውን፡ ከገር፡ ከገዳ፡ ገዳሪት፡ በኋላ፡ ገገው፡ ነገሥት፡ ተገኘው፡
ነግሠዋል። ከገዳሪት፡ ገገው፡ ተክፋፋኝ፡ ገገሆች፡ ሰማቸው፡ በኪትሶድያ፡ ቀ
ሌክ፡ ካሪ፡ ተደፎ፡ ይገኛል።

ጥያቄዎች

በከሁኑ፡ ዘመን፡ ኪትሶድያ፡ የምትገዛው፡ ክገዳገዳ፡ ነው?

ኪትሶድያን፡ የሚገዛ፡ ማን፡ ነው?

ገገው፡ ነገሥት፡ ምን፡ ማከት፡ ነው?

በቀድሞ፡ ዘመን፡ ኪትሶድያ፡ በገገው፡ ክፍሎች፡ ተክፋፋካ፡

ነበር?

ከያገዳገዳን፡ ክፍሉ፡ ማን፡ ይገዛው፡ ነበር?

ከከንዲ፡ ከፍኑ፡ ወደ፡ ኮነው፡ ከፍኑ፡ በቀኑኩ፡ መሄድ፡

ይቻሉ፡ ነገር?

የመንገድ፡ የመንገድ፡ ጥቅም፡ ምንድን፡ ነው?

ከገንዘብ፡ ከገንዘብ፡ የሥራ፡ ማን፡ ነው?

ከገንዘብ፡ ከገንዘብ፡ ማን፡ ነው?

ከገንዘብ፡ ከገንዘብ፡ ማን፡ ነው?

ሃምሳ፡ ከጌተኛ፡ ትምህርት

ንግግር

የሐንሰ

ኪትዮድያ፡ ሕገ፡ መንግሥት፡ ከካት?

ክበደ

ክንድ፡ ከውሮዳ፡ ከቆጣጠር፡ በከሥ
ሬ፡ ዘጠኝ፡ መቶ፡ ሠካሳ፡ ክንድ፡
ዓመተ፡ ምህረት፡ ኪትዮድያ፡ ሕ
ገ፡ መንግሥት፡ ከውጥታኮች፡፡

ይህ፡ ሕገ፡ መንግሥት፡ በከሥሬ፡ ዘ
ጠኝ፡ መቶ፡ ሃምሳ፡ ክምስት፡
ዓመተ፡ ምህረት፡ ክንድገና፡
ተሰፋፋቶ፡ ወጥቷል፡፡

የሐንሰ

ፓርላማው፡ በሰንት፡ ክፍሎች፡ ይከ
ፈካል?

ክበደ

የኪትዮድያ፡ ፓርላማ፡ በሁከት፡ ክፍ
ኮች፡ ይከፈላል፡፡

የመጅመሪያው፡ ክፍል፡ የሕግ፡ መ
ምሪያ፡ ይገካል፡፡

የሁከተኛው፡ ክፍል፡ ዳግም፡ የሕ
ግ፡ መወሰኛ፡ ይገካል፡፡

የሐንሰ

የፓርላማ፡ ምርጫ፡ ክንድት፡ ነው?

ክበደ

ከሕግ፡ መምሪያ፡ የሚሆኑትን፡ ክገ
ኮች፡ ሕዝቡ፡ ከየጠቅካይ፡ ግዛ
ቱ፡ ከየውጫውና፡ ከየውረዳው፡
ይመርጣል፡፡

ከሕግ፡ መወሰኛ፡ የሚሆኑትን፡ ክገኮ
ች፡ ዳግም፡ ንጉሠ፡ ነገሥቱ፡ በሥ
ሬቸው፡ ከተወቁት፡ መኳንንቶ
ችና፡ ገካገቶች፡ መግኘት፡ መ
ርጠ፡ ይገኛል፡፡

የሐንሰ

ክገኮች፡ ከሰንት፡ ዓመት፡ ይመረጣ
ኩ?

ክበደ

የሕግ፡ መምሪያ፡ ክገኮች፡ ከክሬት፡
ዓመት፡ ብቻ፡ ሲመረጡ፡ የሕግ፡
መወሰኛ፡ ክገኮች፡ ከሰድስ
ት፡ ዓመት፡ ይገኛሉ፡፡

ጥያቄና መከሰ

ጥያቄ

መከሰ

የመገናኛ፣ መኒሰት፣ ማገ፣ ናቸው?

ከገ፣ የሐገሰ፣ ናቸው።

የጥሩነሽ፣ ከገገ፣ ሰመ፣ ጥሩ፣ ነበሩ?

ከጥ፣ ሰመ፣ ጥሩ፣ ነበሩ።

በኪትዮቲያ፣ ካይ፣ መገገሥ፣ የሚቻ

ከገገዛኛውን፣ ጊዜ፣ የገገሥ፣ ከጅ፣ መሆ

ኮ፣ ሰው፣ ከገገገ፣ ያኮ፣ መሆን፣

ን፣ ከከሰት።

ከከሰት?

ኪትዮቲያ፣ ውስጥ፣ ገገሥ፣ ሰገገ፣ ግመ

የተወሰነ፣ ከይይከግ።

ት፣ መገገሥ፣ ይቻላል?

ታካቅ፣ ወንድምህ፣ የሚመረው፣ የት፣

ከሚሪካ፣ ውስጥ፣ ነው።

ከገር፣ ነው?

ከመድሐኑ፣ ሥር፣ የነበረውን፣ ጋዜጣ፣

ክፍ፣ ወሰን፣ ከክሪሚያዝ፣ ሰጠሁዎት።

ማን፣ ወሰኔው?

ከገ፣ ከማ፣ የሚሠራው፣ ከማን፣ ሥር፣

ከገገድ፣ መኒሰት፣ ሥር፣ ነው።

ነው?

የኪትዮቲያ፣ ፓርካማ፣ የሚገኝ፣ በየት

በክዲሱ፣ ከበገ፣ ከተማ፣ ውስጥ፣ ነው።

ኛው፣ ከተማ፣ ውስጥ፣ ነው?

ሰከ፣ ከገርህ፣ ሕገ፣ መገገሥት፣ የት፣

ትምህርት፣ ቤት፣ ውስጥ፣ ነው።

ተማርክ?

በሕግ፣ መወሰኛ፣ ክፍ፣ ውስጥ፣ ሠ

የከግ፣ ሠርቶ፣ ከካውቅም።

ርተህ፣ ቃውቃካህ?

የፓርካማው፣ ከገሎች፣ ከዚህ፣ ይ

የከግ፣ ከይመጡም።

መጣኩ?

ጥያቄ	መልስ
ወንድምህ፡ የሕግ፡ መወሰኛ፡ ክገኛ፡ ናቸው?	ክዎ፡ ናቸው።
የትኛው፡ ወረዳ፡ ትምህርት፡ ቤት፡ የ ሚያሰጩት፡ ይመሰገኑላቸዋል?	ወረዳዎቹ፡ ሁሉ፡ ትምህርት፡ ቤት፡ ያሰጩት ናቸው።
ግገሩ፡ ገንጠቶች፡ ክንድ፡ ክገረ፡ ገዢ፡ ክንድህን፡ ተሾመ?	ክዎ፡ ክንድን፡ ሾመት።
የአካላት፡ ቤት፡ ያሰጡት፡ መገ ናቸው፡ ነው?	ክዎ፡ ያሰጡት፡ ሁሉ፡ መገናኛ፡ ነው።
ክናንተ፡ ክውራጅ፡ ውሰጥ፡ ያከው ትኩረት፡ ወንዝ፡ ማን፡ ይገኛል?	ዳገቤ፡ ይገኛል።
ክሁካቸሁ፡ ትኩረት፡ ማን፡ ነው?	ክቶ፡ ክገባል፡ ነው።
የወረዳውን፡ ገንጠት፡ ክሰጥሁ?	የከም፡ ክካሰሁትም።
ተማሪዎች፡ መምሪያዎ፡ ወደ፡ ክሚሪ ካ፡ መካከል፡ ክገኙካክን?	ክዎ፡ ክንድ፡ ክሥር፡ ተማሪዎች፡ መ ምሪያዎ፡ መካከል፡ ትገኙካክን።
ከሙሉ፡ ጠንቅቶ፡ ሥር፡ መሥራት፡ ይህ ከገኛል?	የከም፡ ክይህከገኛል።
ክሚሪንገደያን፡ የፕራይማሪን፡ ምር ሚ፡ የሚያደርጉት፡ መቼ፡ ነው?	ክክንድ፡ ዳመት፡ ጠጋካ፡ ነው።
የወረዳው፡ ገዢ፡ የተማሪው፡ የት ክገር፡ ነው?	ክገግኪዝ፡ ክገር፡ ውሰጥ፡ ነው።
የፓርካሚው፡ ክገኙት፡ ጠባቂት፡ ው ሰጥ፡ የዕረፍት፡ ጊዜ፡ ክካቸው?	ጠሰ፡ ወር፡ ውሰጥ፡ ያርፋሉ።

ድርሰት

ከደሰዋ፣ ከትዮድያ፣ ከንደ፣ ከውሮዳ፣ ከቆጣጠር፣ በከሥራ፣ ዘጠኝ፣ መቶ፣ ሠ
 ካሳ፣ ከንደ፣ ዓመተ፣ ምህረት፣ የመጀመሪያውን፣ ሕገ፣ መንግሥት፣ ከወጣች። ይህ
 ሕገ-መንግሥት፣ ከንደገና፣ ተሻሽሎ፣ ነገሥት፣ ከሌት፣ ዓመት፣ በኋላ፣ ወጣ። ከደ
 ሱ፣ ሕገ-መንግሥት፣ የመንግሥቱን፣ ጠቅካካ፣ ሥራ፣ የፓርላማውን፣ ሥልጣን፣
 ከሰፋፍቶ፣ ይገባዋል።

ከንደ፣ ከሌሎች፣ ከገሮች፣ ሁሉ፣ የከትዮድያ፣ ፓርላማ፣ ወይም፣ ምክር፣ ቤት፣
 ሁከት፣ ክፍሎች፣ ከሁኑ። የመጀመሪያው፣ ክፍል፣ የሕግ፣ መምሪያ፣ ሲሆን፣ ሁ
 ከተኛው፣ ደግሞ፣ የሕግ፣ መወሰኛ፣ ነው። የሕግ፣ መምሪያ፣ ከገሎች፣ የሚመ
 ረጡት፣ በሕዝብ፣ ደም፣ ፅ፣ ብሎጫ፣ ነው። ከየወረዳው፣ ከየክውራጃውና፣ ከ
 የጠቅካይ፣ ግዛቱ፣ ሕዝብ፣ የመረጣቸው፣ ሰዎች፣ ከሕግ፣ መምሪያ፣ ክፍል፣ ከ
 ገሎች፣ ይሆናሉ። ከሕግ፣ መወሰኛው፣ ክፍል፣ የሚመረጡት፣ ከገሎች፣ በሕ
 ዝቡ፣ ከይደከም። ብዙ፣ ጊዜ፣ በመንግሥት፣ ሥራ፣ ካይ፣ ሆነው፣ ከገሎቹውን፣ በ
 ማገልገል፣ በሥራቸው፣ ከተወቁት፣ ሰዎች፣ መካከል፣ ትጉሠ፣ ነገሥቱ፣ መሪ
 ጦ፣ ከገል፣ ከንደሆኑ፣ ይሾማቸዋል።

ከፓርላማው፣ የሚመረጡት፣ ከገሎች፣ ሕግ፣ በማውጣትና፣ የሕዝቡን፣
 ንቅም፣ በመደገፍ፣ ሥራቸውን፣ ያከናውናሉ። ከብዛኛውን፣ ጊዜ፣ ሕግ፣ የሚመ
 ነጩው፣ ከፓርላማው፣ ሲሆን፣ ከሚኒስትሮች፣ ምክር፣ ቤት፣ ነው። ሆኖም፣
 ከንደንደ፣ ጊዜ፣ ከሕግ፣ መምሪያው፣ ክፍል፣ ሕግ፣ ከመነጭ፣ ይቻላል። የሕግ፣
 መምሪያው፣ ከገሎች፣ የሚመረጡት፣ ከሌት፣ ዓመት፣ ሲሆን፣ የሕግ፣ መወ
 ሰኛው፣ ከገሎች፣ ግን፣ ከሰድስት፣ ዓመት፣ ነው።

ጥያቄዎች

የመጅመሪያው ሕገ መንግሥት፣ በሰንጠረዥ ዓመተ ምኅረት ወጣ?

ከዚህ ሕገ መንግሥት መቼ ወጣ?

ከዚህ ሕገ መንግሥት ዋና ዓላማው ምንድን ነው?

የኢትዮጵያ ፓርላማ ሰንጠረዥ ክፍሎች ከሆኑ?

ሰማቸው ማን ማን ይገኛሉ?

የሕግ መምሪያ ክግሎች የሚመረጡት እንዴት ነው?

የሕግ መወሰኛ ክግሎች እንዴት ይመረጣሉ?

የሕግ መምሪያ ክግሎች ከሰንጠረዥ ዓመት ይመረጣሉ?

የፓርላማው ክግሎች ሥራ ምንድን ነው?

ከብዛኛው ጊዜ ሕግ ክፍት ይመነጻል?

ሃምሳ፡ ከምስተኛ፡ ትምህርት

ንግግር

የሐንሰ

የኢትዮጵያ፡ ሕግ፡ አወጣጥ፡ እንዴት፡
ነው?

ክብደ

መጀመሪያ፡ ሕግ፡ የሚመነጨው፡ ነፃ
ሕግ፡ መምሪያው፡ ክፍሉ፡ ነው።
የሕግ፡ መምሪያው፡ ክፍሉ፡ የወሰነ
ው፡ ሕግ፡ ወደ፡ ሕግ፡ መወሰኛው፡
ክፍሉ፡ ይካክሩ፡ እንዴት፡ ገንጠሉ፡
ና፡ ውሳኔ፡ እንዴት፡ ይደረጋል።
የመጨረሻው፡ ውሳኔ፡ ከንጉሠ፡ ነገሥ
ቱ፡ በቀረቡ፡ ጊዜ፡ ንጉሠ፡ ነገሥቱ፡
ውሳኔውን፡ ያደርጋል፡ ወይም፡ ይ
ሸረጋል።

የሐንሰ

ንጉሠ፡ ነገሥቱ፡ ክፍሉ፡ ያከ። ሥልጣን፡
ሰጠው። ማናቸውንም፡ መጎ
ንንትና፡ መሰፍንት፡ የሚመ
ርጥ፡ ሌላ፡ ነው?

ክብደ

የኢትዮጵያ፡ ንጉሠ፡ ነገሥቱ፡ ሚ
ኒስትሮፕቶንና፡ ታካካቅ፡ ገሰ
ሥልጣንን፡ ሁሉ፡ ከመ
ምረጥ፡ ሥልጣን፡ ከሰጡ።

ጥያቄና፡ መልስ

ጥያቄ

ምክር፡ ስትፈልግ፡ የት፡ ትሄዳለህ?
ጠቅላይ፡ ግዛቶቹ፡ መካከተኞቻቸው
ውን፡ በየሰንት፡ ፋመቱ፡ ይመርጣ
ኩ?

መልስ

ወደ፡ ሸማግሌ፡ እሄዳለሁ።
በየከፍቱ፡ ፋመት፡ ነው።

ጥያቄ	መልስ
በድምፅ፡ ብሉጫ፡ የተመረጡት፡ ሰዎች፡ ከሰዓት፡ ዓመት፡ ያገክግካኩ?	ከሌት፡ ዓመት፡ ነው።
በተቻለህ፡ መጠን፡ ክገትና፡ እናትህን፡ መደገፍ፡ ትወዳለህ?	ከዎ፡ በጣም፡ ደስ፡ ይከኛኮ።
በሚኒስትሮች፡ ምክር፡ ቤት፡ ውስጥ፡ ሠርተህ፡ ታወቀህ?	የከም፡ ሠርቼ፡ ከካውቅም።
ጃንሆይ፡ ካሜሪን፡ ሲመከሱ፡ መጋገጥ ተኖረ፡ መሰፍንቱ፡ ተቀብሏቸው?	ከዎ፡ በሙሉ፡ መጥተው፡ ተቀብሎ ዋቸው።
የፍርድን፡ ውሳኔ፡ ከመስማት፡ ወደ፡ ፍርድ፡ ቤት፡ ትሄዳለህ?	ከዎ፡ እሄዳለሁ።
የቤቱን፡ ዋጋ፡ ከጓድ፡ መወሰን፡ ትችያለህ?	የከም፡ ክፍት ከም።
እመዝጊያው፡ ካይ፡ የተገጠከጠከው፡ ነገር፡ የማን ነው?	የወጓድ ማ፡ ነው።
የዓገይ፡ ወንዝ፡ ድካይይ፡ በጣም፡ ትከቅ ነው?	ከዎ፡ ትከቅ ነው።
ከድካይይ፡ ካይ፡ የወደቀው፡ ሰው፡ የት፡ ይኖር፡ ነበር?	ከደቡብ፡ ነጥማ፡ ውስጥ፡ ነበር።
በጣጣው፡ መካከል፡ ወንዙ፡ ክስ? ወተደሮች፡ ጌሱ፡ መኛ፡ ይጣወታኩ?	ከዎ፡ ሁከት፡ ትከከቅ፡ ወንዞች፡ ክስ። ቅዳሜ፡ ነገረዳት፡ በኋላ፡ ይጣወታኩ።
ጫን፡ ብዙ፡ ጊዜ፡ በክሜሪን፡ ውስጥ፡ ይቆጠራለህ?	ከዎ፡ ብዙ፡ ጊዜ፡ ይቆጠራለሁ።

ጥያቄ

መልስ

ወደ ሥራ ስትሄዱ ሕፃናት ማን ይጠብቅዋል?

ክያት ትጠብቅዋለች።

በቤታችሁ ዙፋን ክንፍ ክከ?

ክንፍ የከፈለች።

ካንታ ክጠገብ ተቀምጦ የነበረው ሰው ማን ነበር?

በሁሉም ክከውቀው።

ክፎቅ ካይ መታጠቢያ ቤት ክከ?

ክዎ ሁሉም መታጠቢያ ቤቶች ክከ።

ክወንድ በካይ ያከው ክርሻ የሚገኝ ነው?

ያሁን ነው።

ክሳጥ ውሳኔ ያከውን ልብሰት ያሰጥኩት?

የከፈለች ክከውሰላሁት።

ክቤት መንግሥት ግርጌ ጌታ ማዳ ክከ?

ክዎ ክከ።

ክከጋው በታች ምን ክከ?

ምንምም የከፈለች።

ክመኪናው ውሳኔ ወጥቶ የት ሄደች?

ምግብ ቤት ገባች።

ክቤት ውጭ ሄደው ከጣወቱ ይችሉ ክከ?

ክዎ ይችላሉ።

ክሰጠኝ ስሙ ደረሰ ልጠብቃችሁ?

ክዎ ጠብቁ።

ቤቱን ክጠቃው ጋር ገዛኸው?

ክዎ ገዛሁት።

ክከጋው ዘንድ ያከውን መኪና ልውሰድ?

ክዎ ውሰድ።

ጥያቄ ክከ ጋር ትመጣካችሁ?

ክዎ በጥያቄ ትመጣሁ።

ክከጋው ግርጌ ልብሰት ምን ክከ?

ምንምም የከፈለች።

ጥያቄ

መልስ

ከበሩ፣ ጌታ፣ ከጌታ፣ ያኩንን፣ ወንበሮች፣
ከነሳሃቸው?

ከዎ፣ ከነሳህሁዎቻው።

ካንተ፣ ጌታ፣ ተቀምጣ፣ መድሐፍ፣ ያኒ
በበኙ፣ ማን፣ ሩት?

ወይዘሮ፣ ከከማዝ፣ ሩት።

ገሰዳት፣ በኋላ፣ ወደ፣ ሲኒማ፣ ቤት፣ መ
ሄድ፣ ትፈልጉኛላችሁ?

የከም፣ ከንፎትግም።

ገሰማ፣ በጌታ፣ ማን፣ መጥቶ፣ ነበር?
በከንተና፣ በከማ፣ መግኘት፣ ምን፣ ነ
ገር፣ ክክ?

ማንም፣ ከከመጣም።

ምንም፣ ነገር፣ የከም።

ከገንጠ፣ ጌታ፣ ያከውን፣ ቤት፣ ማን፣
ገዛው?

ወይዘሮ፣ ጥሩነሽ፣ ገዛችው።

በቤተ፣ ክርስቲያኑ፣ ዙፊያ፣ ያኩን፣ ቤት
ች፣ ሁኑ፣ የመንግሥት፣ ሩቸው?

የከም፣ ያች፣ ተሰማ፣ ሩቸው።

በሰምም ነታችን፣ መሠረት፣ ገንዘብን፣
ትሰጠኛክህ?

ከዎ፣ ከሰጥሃክሁ።

ወንድምህን፣ ገደኛው፣ ጊዜ፣ ምን፣ ነገ
ርኛው?

ምንም፣ ከከነገርሁትም።

በወንድ፣ ዳር፣ ዘፎች፣ ተነካችሁ?

ከዎ፣ ተነክን።

ድርሰት

የኪትዮድያ፡ ባንደ፡ ነገሥት፡ መንግሥት፡ የጥንቅቅ፡ የክህደት፡ የክህደት
 ድር፡ ሁሉ፡ ይዘ፡ ይገኛል። ባንደ፡ ነገሥት፡ ተካቅ፡ ሥህግ፡ ስህግ፡ ማግ፡
 ውግ፡ የክህደትድር፡ ክፍል፡ ኪያዝ፡ ይቸካል። የውጭ፡ ክገር፡ ጉዳይ፡ ክመራር፡
 የመንግሥት፡ የመወሰን፡ ባንደ፡ ነገሥት፡ ነው። ያገራ፡ የመንግሥት፡ ኃይል፡
 በጠቅካካ፡ የመያዝ፡ ክንድደህ፡ ተካቅ፡ የመንግሥት፡ ገሥገሥ፡ የ
 መገኘት፡ የመሸር፡ ባንደ፡ ነገሥት፡ ነው።

ጠቅካይ፡ መደሰት፡ ኪኤቶ፡ መደሰት፡ በክንድ፡ የመደሰት፡
 የምክር፡ ሌት፡ ክገሎ፡ ናቸው። ማግ፡ ይገር፡ ክህደትድር፡ ሕግ፡ የመ
 ወገው፡ የመደሰት፡ ምክር፡ ሌት፡ ክገሎ፡ ሕግ፡ በወሰን፡ ውሳኔ፡
 ነው። የመደሰት፡ ምክር፡ ሌት፡ ኪቀ፡ መንገር፡ ባንደ፡ ነገሥት፡ ነው። በክ
 ሁት፡ ጊዜ፡ የመንግሥት፡ ሥህግ፡ ክገር፡ ይካቅ፡ ወደ፡ ባንደ፡ ነገሥ
 ቱ፡ ወደ፡ መደሰት፡ ምክር፡ ሌት፡ ያዘነገካል።

ጥያቄዎች

- የኪትዮድያ፡ መንግሥት፡ ክህደትድር፡ ክንድ፡ ነው?
- የባንደ፡ ነገሥት፡ ሥህግ፡ ክህደትድር፡ ድረስ፡ ነው?
- የክገራ፡ የመንግሥት፡ ኃይል፡ የመያዝ፡ ማግ፡ ነው?
- ስህግ፡ ውጭ፡ ጉዳይ፡ ስህግ፡ ክገር፡ ውሳኔ፡ ጉዳይ፡ የመወሰን፡
 ማግ፡ ነው?
- ባንደ፡ ነገሥት፡ በመደሰት፡ ምክር፡ ሌት፡ ውሳኔ፡
 ኪቀመጥ፡ ይቸካል?

በሚኒስትሮች፣ ምክር፣ ጌታ፣ ውሳኔ፣ የገንዘብ፣ ነገሥቱ፡

ሥነምግባር፣ ምንጭን፣ ነው?

በገንዘብ፣ ነገሥቱ፣ በሚኒስትሮች፣ መገንጠል፣ ያከውን፡

ግንኙነት፣ ክስረዳ።

በክሚስት፣ ውሳኔ፣ ስንት፣ ሚኒስትሮች፣ ክስ?

ክሁኑም፣ ሚኒስትሮች፣ በሥነምግባር፣ የሚጠኑት፣ የትኛው፡

ነው?

ስክ፣ ክሚስት፣ መንግሥት፣ በሰፊው፣ ግክ።

ሃምሳ፡ ስድስተኛ፡ ትምህርት

ንግግር

የሐንብ

የሚደሰቱት፡ ሠከጣን፡ እንዴት፡ እንደሆነ፡ ከያሰረዱት፡ ይቻላል?

ነገር

እያንዳንዱ፡ ሚደሰቱ፡ በተሰጠው፡ ሚደሰቱ፡ ውስጥ፡ የሚሠራውን፡ ሠራ፡ በመካ፡ ይመራ። ነገር፡ ለት፡ ከገላ፡ ስህሆን፡ ከተደነገገው፡ ሕግ፡ ከተሰጠው፡ ውሳኔ፡ ሁሉ፡ እንኳ፡ ነው። ነገራት፡ ያሉትን፡ ሠራተኞች፡ ከመገምገም፡ ከመሻር፡ እንደዚሁም፡ ሠከጣኞችውን፡ ከመወሰን፡ ከመሰፈት፡ ችግራት፡ እኩሉ።

የሐንብ

ዋና፡ ዋና፡ ሚደሰቱትን፡ ከነገሩት፡ ይቻላል?

ነገር

ዋና፡ ዋና፡ ሚደሰቱት፡ የውጭ፡ ጉዳይ፡ ሚደሰቱ፡ ያገር፡ ግዛት፡ ሚደሰቱ፡ የፍርድ፡ ሚደሰቱ፡ የገንዘብ፡ ሚደሰቱ፡ የድህረ-ሰጠ፡ ሚደሰቱ፡ የመንግሥት፡ ሚደሰቱ፡ የሠራ፡ ሚደሰቱ፡ የንግድ፡ የኢንዱስትሪ፡ ሚደሰቱ፡ የጥራት፡ ሚደሰቱ፡ የመገናኛ፡ ሚደሰቱ፡ የጥራት፡ ሚደሰቱ፡ የሕግ፡ ሚደሰቱ፡ የሕዝብ፡ ጠያቂ፡ ሚደሰቱ፡ የትምህርት፡ ሚደሰቱ፡ የጥራት፡ ሚደሰቱ፡ ማለት፡ ነው።

ጥያቄና፡ መልስ

ጥያቄ	መልስ
ክዲስ፡ ክበግ፡ በነበሩበት፡ ጊዜ፡ ያየ ሩን፡ ሁኔታ፡ ወዳደሩን?	ክዎ፡ ወዳደሩ፡ ነበር።
የክንግሊዝና፡ የኢትዮጵያ፡ የመንግ ሥት፡ ክመሬር፡ ይመሳሰላሉ?	በጣም፡ ክይመሳሰሉም።
የመገካካያው፡ ሚኒስትሩን፡ ታውቃቸ ዋለህ?	የአም፡ ክካውቃቸውም።
ገገርህ፡ ውስጥ፡ ሚኒስትሮችን፡ የሚ ሾምሩ፡ የሚሾር፡ ማን፡ ነው?	ንጉሠ፡ ነገሥቱ፡ ነው።
ጠቅካይ፡ ሚኒስትሩ፡ ክዚህ፡ ክገር፡ መጥተው፡ ነበር?	የአም፡ ክካሰሁዋቸውም።
የክሜሪካን፡ ሕዝብ፡ የመንግሥቱን፡ ክስተዳዳር፡ ወደታሉ?	ክዎ፡ በጣም፡ ወደታሉ።
ምን፡ ዓይነት፡ ትምህርት፡ ከመማር፡ መጣህ?	መሐንዲስነት፡ ከመማር፡ መጣሁ።
ትምህርትህን፡ የምትፈልገው፡ መቼ፡ ነው?	ክስምሰት፡ ዓመት፡ በኋላ፡ ነው።
ኪቀ፡ መንበሩ፡ ሰንት፡ ዓመታቸው፡ ነ ው?	ክንድ፡ ሃምሳ፡ ዓመት፡ ይኖራቸዋሉ።
ተማሪው፡ ክመሐንዲስነት፡ ይልቅ፡ የ ፓኬቲካ፡ ትምህርት፡ ከመማ ር፡ ያዘነበኮ፡ ይመሰሉላሉ?	ክዎ፡ ይመሰሉኛሉ።

ጥያቄ

መልስ

የትምህርት፣ ሌቶች፣ ሕግ፣ የሥነ ምግባር፣ ማን፣ ነው?

የትምህርት፣ ሚኒስትር፣ ነው።

የውጭ፣ ጉዳይ፣ ሚኒስትር፣ ክካሬ፣ ማን፣ ናቸው?

የውጭ፣ ጉዳይ፣ ሚኒስትር፣ ናቸው።

የፍርድ-ሚኒስትር፣ ደህና፣ ሰው፣ ናቸው?

ክዎ፣ ሰጣም፣ ደግ፣ ናቸው።

የሚኒስትር፣ የትምህርት፣ ችሎታ፣ ምንድን፣ ነው?

ክፍ፣ ክካውቅም።

የኪትሎድያ፣ ገንዘብ፣ ነገሥት፣ መንግሥት፣ ሥነ-ጥናት፣ ፍርድ፣ ሌት፣ ክካው?

ክዎ፣ ክካው።

የገንዘብ፣ ሚኒስትር፣ ክንድረ፣ ወደ፣ ሌትህ፣ ትህዳካህ?

የከም፣ ክካህ፣ ክመኘካህ።

የመከካከያ፣ ሚኒስትር፣ ያከባኝ፣ ሰታ፣ ታውቃህ?

ክዎ፣ ክውቃህ።

ክጠረታ፣ ሚኒስትር፣ ውስጥ፣ ሠርተህ፣ ታውቃህ?

ክዎ፣ ሠርቶ ክካህ።

የሕዝብ፣ ጤና፣ ጥበቃ፣ ሚኒስትር፣ ገዢ፣ ተማሪዎች፣ ወደ፣ ውጭ፣ ክገር፣ ክጥክፍ?

ክዎ፣ ክጥክፍ።

የገንዘብ፣ ሚኒስትር፣ ሠራተኞች፣ ክፍ፣ ያከ፣ ገንዘብ፣ ያገኛሉ?

ክዎ፣ ያገኛሉ።

ጥያቄ

መልስ

እዲሱ፡ የትምህርትና፡ የሥነ-ጥበብ
ገ፡ ሚኒስቴር፡ የት፡ ነው?

ከዩኒቨርሲቲው፡ በሰቀዶርገ፡ ነው።

የፓሰታ፡ የተኮግራፍና፡ የተኮሬን፡
ሚኒስቴር፡ እዲሱ፡ መሥሪያ-ቤ
ት፡ ተሠርቶከታላ?

የሰው፡ ከተሠራካቸውም።

ድርሰት

በክሁኑ፡ ጊዜ፡ በኢትዮጵያውሰጥ፡ ከአሥራ፡ አራት፡ በካይ፡ የመሆኑ፡
ገ፡ ገ፡ ሚኒስቴሮች፡ ይገኛሉ። ከነዚህ፡ ሚኒስቴሮች፡ ዋና፡ ዋናዎች፡ የ
ውጭ፡ ጉዳይ፡ ሚኒስቴር፡ የገንዘብ፡ ሚኒስቴር፡ ያገር፡ ግዛት፡ ሚኒስቴር፡ የር
ሻ፡ ሚኒስቴር፡ የሥራ፡ ሚኒስቴር፡ የንግድ፡ ሚኒስቴር፡ የትምህርትና፡ ሥነ-
ጥበብ፡ ሚኒስቴርና፡ ኮሎችም፡ እነዚህን፡ የመሳሰሉት፡ ናቸው።

እያንዳንዱ፡ ሚኒስቴር፡ በሚኒስትር፡ ይመራል። ሚኒስትሩ፡ በተሰጠው፡
ሚኒስቴር፡ ውስጥ፡ ከሚሠራው፡ ከማንኛቸውም፡ ነገር፡ አካላት፡ ነው። በሕግ፡
በተሰጠው፡ ሥልጣን፡ መሠረት፡ ከበታች፡ ያሉትን፡ ሹማዎችን፡ የሚሾምና፡
የሚሸር፡ እሱ፡ ነው። ከዚህም፡ በካይ፡ ሥልጣናቸውን፡ ከማሰሩትና፡ ከመ
ሰን፡ መሉ፡ ችሎታ፡ አለው።

ሚኒስትሩ፡ ከሚኒስትሮች፡ ምክር-ቤት፡ አባል፡ በመሆኑ፡ በሱ፡ ሥልጣን፡
ሥር፡ ከሚተዳዳሪው፡ ሚኒስቴር፡ በጠቅካካ፡ ተጠያቂ፡ ነው። በየጊዜው፡ ከ
ሚፈጸመው፡ ሥራ፡ ዋና፡ ድራቀታት፡ አካላት፡ ነው።

ጥያቄዎች

በስሁኑ፡ ጊዜ፡ በኪትዮድያ፡ ውስጥ፡ ስገት፡ ሚኒስቴሮች፡ ይገኛሉ?

ከምስቱ፡ ዋና፡ ዋና፡ ሚኒስቴሮች፡ ክንፃፃፍ፡ ናቸው?

የገንዘብ፡ ሚኒስቴር፡ ሥራ፡ ምንድን፡ ነው?

ከየገንዘብ፡ ሚኒስቴር፡ የሚመራ፡ ማን፡ ነው?

የሚኒስትሩ፡ ሥልጣን፡ ምንድን፡ ነው?

የሚኒስትሩን፡ ሥራ፡ ዘርዘር.

ከሚኒስትሩ፡ የመሆንምና፡ የመሆን፡ ሥልጣን፡ ማን፡ ስጠው?

ሚኒስትሮች፡ ሁኑ፡ ከሚኒስትሮች፡ ምክር፡ ቤት፡ ክገኛሉ፡ መሆን፡

ክከገቻው?

የዋና፡ ደራሲነት፡ ሥራ፡ ምንድን፡ ነው?

ክርስቶስ፡ ክሁን፡ በየትኛው፡ ሚኒስቴር፡ ውስጥ፡ ይሠራሉ?

ህምሳ፡ ሰባተኛ፡ ትምህርት

ገግግር

ዮሐንስ

በተባበረው፡ ገመሬት፡ መንግሥት፡

ውስጥ፡ እንደሚታወቀው፡ እያንዳንዱ

ገደ፡ የመንግሥት፡ መሥሪያ፡ ስጦት፡

በብዙ፡ ክፍሎች፡ ይከፈላል?

ይህ፡ ሁሉ፡ በኢትዮጵያ፡ ሚኒስቴር

ች፡ ውስጥ፡ ይገኛል?

ክብደት

እዋ፡ ሚኒስቴሮች፡ ሁሉ፡ በብዙ፡ ክ

ፍሎች፡ ተክፍተዋል።

እያንዳንዱ፡ ክፍሉ፡ በደራሰነት፡ ስከ

ሚካሄድ፡ በክፍሉ፡ ከሚሠራው፡

ሥራ፡ ሁሉ፡ አካላት፡ ደራሰነት፡

ነው።

ሆኖም፡ ማናቸውም፡ ደራሰነት፡ ከ

ሚኒስትሩ፡ ወይም፡ ከምክትሉ፡

ሚኒስትሩ፡ ታዛዥ፡ ነው።

ሚኒስትሮችና፡ ምክትሉ፡ ሚኒስትሮች፡

ደግሞ፡ በተራቸው፡ ከገንዘብ፡ ነገሥ

ቶ፡ ታዛዥ፡ ናቸው።

ዮሐንስ

ገንዘብ፡ ነገሥቱ፡ የኢትዮጵያ፡ ጠቅካ

ይ፡ ገዢ፡ በመሆኑ፡ ዳኞችን፡ የ

ሚመርጥና፡ የሚሾም፡ እሱ፡

ይመሰክራል።

ክብደት

እርግጥ፡ ነው። ክፍተኛ፡ የፍርድ፡ ስ

ት፡ ዳኞችን፡ የሚሾም፡ ገንዘብ፡

ነገሥቱ፡ ነው።

ዳኑ፡ ግን፡ ዳኞችን፡ መርጠ፡ ከሾመት፡

የሚያቀርበው፡ የፍርድ፡ ሚኒስ

ትሩ፡ ነው።

የፍርድ፡ ሚኒስትሩ፡ ዳኞችን፡ መርጠ፡

ከገንዘብ፡ ነገሥቱ፡ ካቀረቡ፡ በኋ

ካ፡ በዚያው፡ መሠረት፡ ሾመት፡

ከዳኞች፡ ይሰጣል።

ጥያቄና መከሰ

ጥያቄ	መከሰ
የሥራ፡ መደብ፡ ተቀባይ፡ ገዢ፡ ሠራተኞች፡ ክከው?	ክዎ፡ ክክን፡ ሺ፡ በካይ፡ ሳይሆኑ፡ ክይቀጥላለሁ።
ኪትዮቲያ፡ ውስጥ፡ የገገድ፡ ሥራ፡ ጥሩ፡ ይመስሉሃል?	ክዎ፡ ጥሩ፡ ነው።
የገገድና፡ የኪንዲሰትሪ፡ መደቦች፡ ማን፡ ናቸው?	ክካውቃቸውም።
የክናንተ፡ መሥሪያ፡ ቤት፡ ክካሬ፡ ማን ን፡ ነው?	ክን፡ ተሰማ፡ ነው።
የትምህርት፡ መደብ፡ ሹምች፡ በ ገም፡ ደግ፡ ሰዎች፡ ናቸው?	ክዎ፡ በገም፡ ደግ፡ ሰዎች፡ ናቸው።
ገምሰት፡ መቶ፡ ገር፡ ስንት፡ ጊዜ፡ መተ ዳድር፡ ትችላላችሁ?	ሁከት፡ ወር፡ ያህል፡ መተዳደር፡ እንችላለን።
በዓለም፡ ውስጥ፡ በውጭ፡ ክገር፡ ለ የመተዳደሩ፡ ገዢ፡ ክገሮች፡ አሉ?	ክን።
የኪትዮቲያ፡ መከሰ ክተኞች፡ ሆነው፡ የመሳሪያት፡ ክከማን፡ ናቸው?	ክዎ፡ ገዢ፡ ናቸው።
የትምህርትና፡ ሥነ፡ ጥበብ፡ መደብ፡ ር፡ የመገንዘብ፡ ገዢ፡ በምክትል፡ መደብ፡ ነው?	ክዎን፡ በምክትል፡ መደብ፡ ነው።
ከማ፡ ካገትና፡ ከክናቶ፡ ተዘኝ፡ ነው? ክዚህ፡ ክገር፡ የመሳሪያትን፡ ሹምች፡ ሁኑ፡ ትገናኛቸዋለህ?	ክዎ፡ ተዘኝ፡ ነው። ክዎ፡ ክገናኛቸዋለሁ።

ጥያቄ

መልስ

በከገሩ ውስጥ፣ የገገድ ሥራ እየተሰጠ ሰፋፋ፣ የሚሄድ ይመስላል?

አዎ፣ እየተሰጠ ሰፋፋ፣ ሄደደደ።

ቀመጠው ሆኑ፣ ከመገባት ሆኖ ለመመገብ ጉዞ ምን ዓይነት ማረጋገጫ ማግኘት ይቻላል?

አዎ፣ የሰጠው ማረጋገጫ ማግኘት ይቻላል።

አዎ፣ ከሚሰጠው ጋር ማሳተፍ ይቻላል? የሚመጡት ደረጃ ስንት ይሆናል? ሆኖ ለመገባት ማረጋገጫ ማግኘት ይቻላል?

አዎ፣ የሚሰጠው ማረጋገጫ ማግኘት ይቻላል። አዎ፣ ይሆናል። በጣም ማረጋገጫ ማግኘት ይቻላል።

ስንት ጊዜ ወታደሮች እየተሰጡ ይሆናል? ደረጃ ስንት ይሆናል? ሆኖ ለመገባት ማረጋገጫ ማግኘት ይቻላል?

አዎ፣ ጊዜ ወታደሮች እየተሰጡ ይሆናል። አዎ፣ ይሆናል።

በከገሩ ስንት ጊዜ ይሆናል? ሆኖ ለመገባት ማረጋገጫ ማግኘት ይቻላል?

አዎ፣ እንዲሁ ይሆናል።

ምን ዓይነት የፍርድ ማረጋገጫ ማግኘት ይቻላል?

አዎ፣ ማረጋገጫ ማግኘት ይቻላል።

ቀደም ሲል ለሚሰጠው ማረጋገጫ ማግኘት ይቻላል?

አዎ፣ ቀደም ሲል ለሚሰጠው ማረጋገጫ ማግኘት ይቻላል።

አዎ፣ በአዎ ማረጋገጫ ማግኘት ይቻላል?

አዎ፣ በአዎ ማረጋገጫ ማግኘት ይቻላል።

ሆኖ ለመገባት ማረጋገጫ ማግኘት ይቻላል?

አዎ፣ ሆኖ ለመገባት ማረጋገጫ ማግኘት ይቻላል።

ጥያቄ

መልስ

እንቀ፡ የመንግሥት ሹም፡ ነህ?

እየከሰሁም።

ዳኞቹ፡ ከነገሩ፡ ውሳኔ፡ ሰጡት?

የከም፡ ገዳ፡ ሳቸው።

በሥራ፡ መኒስቴር፡ ውስጥ፡ ነገረሠሩ

እምስት፡ ሰዎች፡ ይሄዳሉ።

ት፡ ሰዎች፡ መካከል፡ ወደ፡ ስሜ

ሬግ፡ የሚሄዱት፡ ሰንት፡ ሳቸው?

የወኩ፡ መጋገጥ፡ ከምን፡ መጡ?

ጃጋሆይን፡ ከሚሰጡት፡ ነው።

ሠራተኞቹ፡ ስሁን፡ ተገብረዋል?

የከም፡ ስለተገባሉም።

ከሕዝቡ፡ መካከላቸው፡ የሚሆኑት፡ ሰዎ

እዎ፡ ከሁሉም፡ ነው።

ች፡ የሚመረጡት፡ ነገራት፡ ሕ

ዝብ፡ ነው?

ድርሰት

እንደ፡ ማሳቸውም፡ እገሮች፡ የኢትዮጵያ፡ ንጉሠ፡ ነገሥት፡ መንግሥት፡ መሥሪያ፡ ሰዎች፡ ሁሉ፡ በክፍ፡ ስፍራ፡ ገጠሞች፡ ይገኛሉ። ከያንዳንዱ፡ ገጠማ፡ ስላካ፡ ሆኖ፡ ተገቢው፡ ሥራ፡ እንዲፈጸም፡ የሚያደርገው፡ የገጠማ፡ ሹሙ፡ ነው። በጠቅካካው፡ የመሥሪያ፡ ሰዎች፡ የሥራ፡ ስፈዳ፡ የሚቆጣጠር፡ የሚወጣ፡ መኒስቴር፡ በመሆኑ፡ የገጠማ፡ ሹሙ፡ መገመገም፡ ነገራት፡ ሹሙም፡ በመጨረሻውም፡ ከመኒስቴር፡ ሃሳብ፡ ነው።

እነሱ፡ የሆኑትን፡ ዳኞች፡ ከመሾም፡ ከመሾር፡ ሥልጣን፡ የተሰጠው፡ የፍጅ፡ መኒስቴር፡ ነው። ገጠማ፡ ዳኞችን፡ ግን፡ ከመሾም፡ ከመሾክም፡ ሥልጣን፡ ያለው፡ ንጉሠ፡ ነገሥት፡ ሰዎች፡ ነው።

በመጅመሪያ፡ የፍርድ፡ ሚኒስትሩ፡ ተገቢዎቹን፡ ሰዎች፡ ከመረጠ፡ በኋላ
 ካ፡ ከገንዘብ፡ ነገሥቱ፡ ያቀረጣል። በፍርድ፡ ሚኒስትር፡ ሥልጣን፡ የተመረጡ
 ጎን፡ ሰዎች፡ ገንዘብ፡ ነገሥቱ፡ ይሾማል።

የዳኝነት፡ ሥራ፡ በጣም፡ ከሰቆጋሪ፡ በመሆኑ፡ ምርጫው፡ በጥንቃቄ፡
 መሠራት፡ ከለበት።

ጥያቄዎች

የኢትዮጵያ፡ መሥሪያ፡ ቤቶች፡ በብዙ፡ ክፍሎች፡ ተከፍተዋል?

እያንዳንዱ፡ ክፍሉ፡ ከካሬ፡ ክክው?

የክፍሉ፡ ክካሬ፡ ሥራ፡ ምንድን፡ ነው?

የክፍሉ፡ ሹም፡ ከማን፡ ታዛዥ፡ ነው?

የመሥሪያ፡ ቤቱን፡ ጠቅካካ፡ የሥራ፡ ክሬዲት ምንድን?

የሚቆጣጠር፡ ማን፡ ነው?

ከነስተኛ፡ ዳኞችን፡ የሚሾመው፡ ማን፡ ነው?

ክፍተኛ፡ ዳኞችን፡ ከመሾምና፡ ከመሾከም፡

የሚቸኩ፡ ማን፡ ነው?

የዳኞች፡ ክመራሪዎች፡ እንዴት፡ ነው?

የዳኝነት፡ ሥራ፡ ከሰቆጋሪ፡ ነው?

በአሜሪካ፡ ውስጥ፡ ክፍተኛ፡ ዳኞች፡ እንዴት፡

እንደሚመረጡ፡ ከሰረዳ።

ሃምሳ፡ ሰምንተኛ፡ ትምህርት

ጓግግር

የሐንሰ

ኪትዮድያ፡ ውስጥ፡ ምን፡ ዓይነት፡ ፍር
ድ፡ ለት፡ ክስ?

ክበደ

ክሁኑም፡ ክፍተኛ፡ የሆነው፡ ፍርድ፡
ሌት፡ የኪትዮድያ፡ ጓገሠ፡ ነገሥት፡
ጠቅካይ፡ ፍርድ፡ ለት፡ ይገኛል።
ክበታቸ፡ ላዙ፡ ክፍተኛ፡ ፍርድ፡ ለቶ
ቸ፡ ክስ።

በየክውራጃው፡ በየወረዳውና፡ በየ
ቀበሌው፡ የክውራጃ፡ ፍርድ፡ ለ
ቶቸ፡ የወረዳ፡ ፍርድ፡ ለቶቸና፡
የቀበሌ፡ ፍርድ፡ ለቶቸ፡ የሚገ
ኩ፡ ይገኛሉ።

ክፍተኛው፡ ፍርድ፡ ለት፡ ክበታቸ፡
ያኩትን፡ የፍርድ፡ ለቶቸ፡ ፍርድ፡
ኪሸርና፡ ኪዳመሰሰ፡ ይቸካል።

የሐንሰ

የኪትዮድያ፡ ሕግ፡ የተመሠረተው፡
በምን፡ ካይ፡ ነው?

ክበደ

ክዲሉ፡ የኪትዮድያ፡ ሕግ፡ የተመ
ሠረተው፡ በፈረንሳይና፡ በጅ
ርመን፡ የሕግ፡ መሰመር፡ ካ
ይ፡ ነው።

ጥያቄና፡ መከሰ

ጥያቄ

የይከፍ፡ ወረቀትዎን፡ ከሚገኝት፡
ተገቢውን፡ ነገር፡ ፈጽመዋል?
የሥራውን፡ ክፍያዎን፡ ክሰጥኛው?

መከሰ

ክዎ፡ ክስንድ፡ ወር፡ በፊት፡ ፈጽሜ፡
ነበር።
ላዙ፡ ሥራ፡ ሰከነበረኝ፡ ክካየሁትም።

ጥያቄ

መልስ

በጥንቃቄ፡ እንዴት፡ ነገር ኾነው?

አዎ፣ ነገር ሁኑ።

እስረኞችን፡ የሚቆጣጠር፡ ማን?

ክፍሉ፡ ሠራዊት፡ የመጣ፡ ሰው።

ነው?

ነው።

የወህኒ፡ ቤቱን፡ እካፊ፡ የሚሾመው፡

ያገር፡ ግዛት፡ ሚኒስቴር፡ ነው።

ማን? ነው?

የፍርድ፡ ሚኒስቴር፡ ሠራተኞች፡

የከም፣ ከነስተኛ፡ ከይመስከጃም።

ዳምዝ፡ ከኮኮች፡ ሠራተኞች፡

ከነስተኛ፡ ይመስከሩ?

የከፍተኛውን፡ ፍርድ፡ ቤት፡ ዳኛ፡

የገሠ፡ የገሠተ፡ ነው።

የሚሾምና፡ የሚሾር፡ ማን? ነው?

ዳኝነቱ፡ ትክክለኛ፡ ነበር?

አዎ፣ ትክክለኛ፡ ዳኝነት፡ ነበር።

የዳኝነት፡ ሥራ፡ ሠርተሃል?

የከም፣ ከከሠራሁም።

እንድ፡ ሰው፡ ከሕግ፡ ትምህርት፡ ቤት፡

አዎ፣ በከምድ፡ ገገገው፡ ዕውቀቱ፡

ት፡ ገብቶ፡ ሕግ፡ ሳይሰማ፡ ጠባቂ፡

ጠባቂ፡ መሆን፡ ይችላል።

ቃ፡ ከመሆን፡ ይችላል?

ኪትዮይያ፡ ውስጥ፡ ዳኞች፡ ሁሉ፡ በ

የከም፣ ከብዛኛዎች፡ በከማድ፡ ብቻ፡

ሕግ፡ ትምህርት፡ ቤት፡ ውስጥ፡

ያገኙት፡ ዕውቀት፡ ነው።

የተማሩ፡ ናቸው?

እኔስ፡ ከበገ፡ ውስጥ፡ ብዙ፡ እስር፡ ቤት፡

በውነቱ፡ ስንት፡ እስር፡ ቤቶች፡ እንደ

ቶች፡ አሉ?

ኩ፡ አካውቆም።

ጥያቄ

መልስ

ወደ ፍርድ ቤት ሂድ ማመከንት ተገቢ ይመስላል?

ከዎ ስላለህ ተገቢ ነው።

የመሥሪያ ቤት ክፍሉ ሠራተኞችን ለደንበኞች ይቆጣጠራል?

ከዎ ይቆጣጠራል።

የሰው ልቦና ክትትል ነገር?

ከዎ ክትትል ነገር።

የዳኝነት ሥራ ስላለህ የሰደስት ህልውና?

ከዎ የሰደስት ህልውና።

የተደሰተኸው ስላለህ ነው?

ጠባቂውን ስለማውቀው ነው።

የገንዘብ ሥራ የሚቆጣጠር ሰው ክስ?

ከዎ ወንጀል ይቆጣጠር ነው።

ወደ ፍርድ ቤት ሂድ ለደንበኞች ፍርድ ስላለህ ተወቅክህ?

ከዎ ሰዎች ጋር ስላለህ።

የጠባቂዎችን ክርክር ስላለህ ተወቅክህ?

ከዎ ስላለህ።

ሰዎች የጠርጠር ሠራዊት ገገህ ውስጥ ክስ?

ከዎ ሰዎች የጠርጠር ሠራዊት ገገህ ውስጥ ይገኛል።

ድርሰት

ምጋም፡ ከንጋን፡ ኪትሶድያ፡ የምትገዛው፡ በንጉሥ፡ ጊሆን፡ መንግሥቷ፡
 በሦስት፡ ዋና፡ ክፍሎች፡ ተከፍኗል። ከያንዳንዱ፡ ክፍል፡ የተወሰነ፡ ሥራ፡
 ክከው። ፓርካማው፡ ሕግ፡ ያወጣል። ያስተዳድር፡ ክፍል፡ የወጣውን፡ ሕግ፡
 ከንዲነበር፡ ያደርጋል። በፍርድ፡ ረገድ፡ ያከውን፡ ማህተምንም፡ ሥራ፡ የፍርድ፡
 ሚኒስትርና፡ ፍርድ፡ ቤቶች፡ ይሠራሉ።

ኪትሶድያ፡ ጠቅካይ፡ ሚኒስትር፡ ነገት። ዳረ፡ ግን፡ የጠቅካይ፡ ሚኒስትሩ፡
 ሥራ፡ በጣም፡ የተወሰነ ነው። የጠቅካይ፡ ሚኒስትሩ፡ ዋና፡ ሥራ፡ በየክንዳ
 ንድ፡ የመንግሥት፡ መሥሪያ-ቤት፡ ውስጥ፡ መፍከሱ፡ ከንዳይኖርና፡ የክስተ
 ዳዳሩም፡ ሥነ፡ ሥርዓት፡ በደንብ፡ ከንዲነበር ያህል፡ የሚያደርግ ነው። ነገደህ
 ም፡ በካይ፡ በፓርካማውና፡ በንጉሠ፡ ነገሥቱ፡ መካከል፡ የሚደረገውን፡ ግን
 ጉኝት፡ የሚያስማማ፡ ጠቅካይ፡ ሚኒስትሩ ነው። በሁከት፡ የመንግሥት፡ መ
 ሥሪያ፡ ቤቶች፡ መካከል፡ መፍከሱ፡ የተፈጠረ፡ ከንዲሆን፡ ሁከቱን፡ መሥ
 ሪያ፡ ቤቶች፡ የሚዳኛ፡ የጣቀጣና፡ የሚያስማማ፡ ጠቅካይ፡ ሚኒስትሩ ነው።
 ጠቅካይ፡ ሚኒስትሩ፡ ከንጉሠ፡ ነገሥቱ፡ በቀኝታ፡ ተዘኝቶ ነው።

ጥያቄዎች

- የኪትሶድያ፡ መንግሥት፡ ስንት፡ ክፍሎች፡ ክከት?
- የያንዳንዱ፡ ሥራ፡ ምንድን ነው?
- ፓርካማው፡ ምን፡ ዓይነት፡ ሥራ፡ ክከው?
- የፍርድ፡ ሚኒስትር፡ ዋና፡ ሥራ፡ ምንድን ነው?
- ኪትሶድያ፡ ጠቅካይ፡ ሚኒስትር፡ ነገት?

የጠቅካይ፡ ሚኒስትሩ፡ ሠከጣን፡ ምንድን፡ ነው?

የክስተትዳድር፡ ደንብ፡ የሚያወጣ፡ ማን፡ ነው?

ጠቅካይ፡ ሚኒስትሩን፡ የሚሾም፡ ማን፡ ነው?

ጠቅካይ፡ ሚኒስትር፡ በክሚሪካ፡ መንግሥት፡ ውስጥ፡ ክስ?

ከፕሬዚዳንት ሩ፡ ከጠቅካይ፡ ሚኒስትር፡ ማን፡ ይጠራል?

ሃምሳ፡ ዘጠነኛ፡ ትምህርት

ንግግር

የሐንሰ

በስሁት፡ ጊዜ፡ በኪትዮድያ፡ ውስጥ፡
የሚደረገው፡ የጋብቻ፡ ሥነ፡ ሥ
ርዓት፡ ነጥንቱ፡ ጋር፡ ይመሳሰሉ
ኮ?

ክብደ

እንደ፡ በታው፡ ነው። በትኩረት፡
ነጥባዎች፡ ውስጥ፡ የሚደረገ
ገው፡ የጋብቻ፡ ሥነ፡ ሥርዓት፡
ነጥንቱ፡ ከማድ፡ ሌቅ፡ ይካሄድ።
በባካገር፡ ውስጥ፡ ግን፡ የሚደረገው፡
የጋብቻ፡ ከፈዳዳም፡ ወደ፡ ጥ
ንቱ፡ ከማድ፡ ይጠጋሉ።

የሐንሰ

ስኩ፡ ጋብቻ፡ በሰፊው፡ ኪያሰረዱኝ፡
ይችላሉ?

ክብደ

የኪትዮድያ፡ የጋብቻ፡ ከማድ፡ ብዙ፡
ሐፋታ፡ ከሐባት።
ነገር፡ ግን፡ ዋና፡ ዋናውን፡ ነገር፡ ከገ
ከድከምት፡ እችላለሁ።

መጅመሪያ፡ የጋብቻው፡ ቀን፡ በተጣ
ጩት፡ ከጅኛና፡ በወካጅቻቸው፡
መካከል፡ ነጥብነት፡ በኋላ፡ ከ
ሠርጉ፡ የሚያሰፈሩትን፡ ድግ
ስ፡ ያዘጋጃሉ።

የሐንሰ

በኪትዮድያ፡ ውስጥ፡ የሠርግ፡ ድግ
ስ፡ ብዙ፡ ሥራ፡ ይጠይቃል?

ክብደ

በጣም፡ እንዴት፡ ሠርግ፡ በኪትዮድ
ያ፡ ውስጥ፡ በጣም፡ ክድካሚ፡
ሥራ፡ ነው።

ሦስት፡ ወይም፡ ከሌት፡ ወር፡ ቀደም፡

ብሎ፡ የከጅኛ፡ ወካጅኛ፡ ድግ

ስ፡ መደገስ፡ ይጀምራሉ።

ከብዛኛውን፡ ጊዜ፡ የሠርግ፡ ድግስ፡ ነገ

ፍ፡ ያኩ፡ ሰከሆነ፡ የዘመድንና፡

የወዳጅን፡ እርዳታ፡ ይጠይቃ

ኮ።

የሐንሰ

በሠርጉ፡ ቀን፡ ገዙ፡ ሰው፡ ይመጣ
ከ?

ክበደ

በኪቶሎ፡ ልማድ፡ ሠርግ፡ ነፍ፡
ያከ፡ ክብር፡ ሰከከከው፡ የፋቅና፡
የቅርጥ፡ ዘመዶች፡ ያገር፡ ሸማ
ግዳዎችና፡ ክርጋቶች፡ ክንዲ
ሁም፡ ክንዳንድ፡ የገተማ፡ ነ
ዋሪዎች፡ ይጠራሉ።

ክንዲያውም፡ ገዙ፡ ጊዜ፡ ያከተያዩ፡
ዘመዶች፡ የሚገናኙት፡ በሠር
ግ፡ ቀን፡ ነው።

የሐንሰ

ከሠርጉ፡ የመጡት፡ ክንዳዎች፡ የት፡
ይገባሉ?

ክበደ

በትክቅ፡ ክዳራሽ፡ ውሰጥ፡ ሆነው፡
ይገባሉ።

የሐንሰ

በዚያ፡ ቀን፡ ገዙ፡ ዘፈንና፡ ጭፈራ፡
ክከ?

ክበደ

ሴቶችና፡ ወገኖች፡ ጥሩ፡ ጥሩ፡ ከገባ
ጥሩ፡ ከገባው፡ ክብር ክጥሩ
ን፡ ክየመቱ፡ ሲዘፍኑና፡ ሲጫፍ
ሩ፡ ይውካሉ።

የሐንሰ

ከሙሽጫዎች፡ ሰጠቱ፡ መሰጠት፡ የ
ተከመደ፡ ነው?

ክበደ

ክዎን፡ በጣም፡ የተከመደ፡ ነው።

ጥያቄና፡ መክሰ

ጥያቄ

ሚሰኙ፡ ማግገት፡ የምትፈልጉ፡ ክክ
ተማ፡ ነው፡ ወይስ፡ ክገኛለሁ?
ገብቻ፡ ጥሩ፡ ነገር፡ ክይመሰሰክህም?

መክሰ

ክገኛለሁ፡ ማግገት፡ ክፈልገህ።
ክዎን፡ ገብቻ፡ በጣም፡ ጥሩ፡ ነገር፡
ነው።

ጥያቄ

መልስ

የወንድምህ፡ ሠርግ፡ መቼ፡ ነው?

ክሁን፡ በቅርብ፡ ጊዜ፡ ውስጥ፡ ይሆናል።

ድግሱን፡ የሚደግሰው፡ ማን፡ ነው?

ከገንዳ፡ እናቱ፡ ናቸው።

ያገራችሁን፡ ክብር፡ ነፍ፡ ከማድረ

የተቻለንን፡ ሁሉ፡ ሞገርን።

ግ፡ ምን፡ ሠራችሁ?

የቅርብ፡ ዘመድ፡ እኮይ?

አዎን፡ የቅርብ፡ ዘመዶች፡ እኮች።

የጋብቻው፡ ሁናቱ፡ እንዴት፡ ነበር?

በጣም፡ እስደሳች፡ ነበር።

ከሚላ፡ ጥሩ ነገ፡ በተጫወ፡ በሰንተ

ገመታቸው፡ ተጋቡ።

ኛው፡ ወር፡ ተጋቡ?

ሠርጉን፡ ከሚላቸው፡ ትሄዳክይ?

አዎ፡ ጊዜ፡ ገገኛ፡ እሄዳክሁ።

እገካገር፡ ውስጥ፡ ሰንት፡ ዓመት፡ ኖረሃ

ሦስት፡ ዓመት፡ ገገኛ፡ ነው።

ክ?

ሰንት፡ የሚሆኑ፡ ዘመዶች፡ እኮይ?

ሁከት፡ ገገኛ፡ ናቸው።

እዳሌሹ፡ ውስጥ፡ ያሉት፡ ሰዎች፡ እን

እናቶ፡ የሐንገ፡ ናቸው።

ማን፡ ናቸው?

ያሚላኛ፡ ዘፈን፡ መዝፈን፡ ትችካክይ?

አዎ፡ እችካክሁ።

ክብርውን፡ የሚመታው፡ ማን፡ ነው?

የፊ፡ ገከገት፡ ናት።

ክብር፡ መምታት፡ ታውቃክይ?

የከም፡ እካውቅም።

በእናንተ፡ መካከል፡ መዝፈን፡ የሚ

ከማ፡ ነው።

ፈክግ፡ ማን፡ ነው?

ከሙሽሬውና፡ ከሙሽሬዎ፡ ምን፡

ገና፡ ምንም፡ እክሰጠሁዎቸውም።

ሰጠሃቸው?

እሚላኛ፡ መሚላኛ፡ እድካሚ፡ ነው?

አዎ፡ በጣም፡ እድካሚ፡ ነው።

ጥያቄ

መልስ

የወንድምህ፡ ጋብቻ፡ እንዴት፡ ነበር?

በጣም፡ ጥሩ፡ ነበር።

ነገሩ፡ የተፋከሰ፡ ይመስላል?

አዎ፡ በጣም፡ የተፋከሰ፡ ይመስላል።

ድግስ፡ መደገስ፡ እድገት፡ ነው?

አዎ፡ በጣም፡ እድገት፡ ነው።

መሬጠርጥን፡ ትወዳለህ?

አዎ፡ እወዳለሁ።

ነገ፡ ወዲ፡ ገንገር፡ መሃድ፡ ትፈልጉ?

አዎ፡ እፈልጋለሁ።

አይ?

እት፡ የሐንገን፡ ስንት፡ ብር፡ መቅጣት፡

ሃምሳ፡ ብር፡ መቅጣት፡ ያስፈልጋል።

ያስፈልጋል?

የይከፍ፡ ወረቀትህን፡ አሳይ፡ ሰጠክ

አይ፡ ሰጠሁት።

ው?

እስራኤላውያን፡ አየህቸው?

አዎ፡ አየሁቸው።

ብዙ፡ ሰዎች፡ እስር፡ ሴት፡ ገቡ?

የከም፡ እስከገቡም።

እዲሁ፡ ወህኔ፡ ሴት፡ ተሠራ?

አዎ፡ ተሠራ።

እት፡ ነበደን፡ እት፡ አሳይ፡ እስላም

አዎ፡ እስላማማህቸው።

ማህቸው?

እናት፡ አሳይ፡ ሳይ፡ ዳኛቸው?

ያከሱ፡ ዳኛቸው።

ነገህን፡ ሳይ፡ ተቀጣ?

እት፡ ተሳማ፡ ተቀጣ።

የጠየቀችሁትን፡ የይከፍ፡ ወረቀት፡

አዎ፡ እገኛለሁ።

እገኛችሁ?

እስራኤላውያን፡ ተከታቸው?

አዎ፡ ተከታቸው።

ስንት፡ ጠበቀዎች፡ ገዛህ?

ሁከት፡ ጠበቀች፡ ገዛሁ።

የጥያቄውን፡ መልስ፡ ታውቀዋለህ?

የከም፡ እከውቀውም።

ጥያቄ	መልስ
ጠበቃው ስከላገላ፡ ጠጣም፡ ያው ቀስ?	ከዎ፡ ያውቀህ።
ከጓድ ሰው፡ በከምድ፡ ገገኛው ጎው ቀቶ፡ ጠበቃ፡ ከመሆን፡ ይቻላል?	ከዎ፡ ይቻላል።
ከዲሱ፡ ክሰር፡ ለት፡ የተሠራ፡ የት፡ ነው?	ነገነተማው፡ ጠጣም፡ ሌቅ፡ ገሎ፡ ነው።
ክሰርኞቹን፡ ከመጠየቅ፡ ወዲ፡ ክሰር፡ ለት፡ ክጓድም?	ክሺ፡ ክጓድ።
ክፍርድ፡ ለት፡ ውስጥ፡ የነበረው፡ ክርክር፡ ምን፡ ነበር?	ምን፡ ክጓድ ነበር፡ ክካውቅም።
ክፍርድ፡ ለቶ፡ የተገኘው፡ መልስ፡ ትክክላት፡ ነው?	ከዎ፡ ትክክላት፡ ነው።

ድርሰት

ሠርግ፡ በኪትዮድያ፡ ውስጥ፡ ጠጣም፡ ክፍ፡ ያካ፡ በዓክ፡ በመሆኑ፡ ትክክላት፡ ድርጅት፡ ይጠይቃል። የሠርጉ፡ ድግሰ፡ ክመዳመሩ፡ ለጌት፡ የሠርጉ፡ ቀን፡ ይወሰናል። ሠርጉ፡ የመዳገሰው፡ ክብዛኛውን፡ ጊዜ፡ በክጅትዋና፡ በክጅ፡ ወካጅን፡ ለት፡ ነው። በሆኖክ፡ ውስጥ፡ ሠርግ፡ መዳገሰ፡ በኪትዮድያ፡ የተከመደ፡ ነገር፡ ክይደከም።

ክሠርጉ፡ ቀን፡ ሁከት፡ ወይም፡ ሦስት፡ ወር፡ ቀዳም፡ ገሎ፡ የቅርጥና፡

የፋቅ፡ ዘመዶች፡ ሁኩ፡ ስኩ፡ ጋብቻውና፡ ስኩ፡ ሠርጉ፡ ሰከሚናገራቸው። የሚ
 ቸኩትን፡ ክርዳታ፡ ከሚደረግ፡ ይሞክራኩ። ሠርግ፡ ሁከጊዜ፡ ክድግሚና፡ ብዙ፡
 ዝግጅትን፡ የሚጠይቅ፡ በመሆኑ፡ የዘመድ፡ ክርዳታ፡ በጣም፡ ተፈካጊ፡ ነው።

በኢትዮጵያ፡ ውስጥ፡ የሚደረገው፡ ሠርግ፡ ነጠታ፡ ቦታ፡ ይከያያል። በቶ
 ኮከቅ፡ ነጠባዎች፡ ውስጥ፡ የሚደረገው፡ ሠርግ፡ በጣም፡ ትኩቅ፡ ክደደከም።
 ምክንያቱም፡ የነጠባ፡ ኑሮ፡ በጣም፡ ውድ፡ ስከሆና፡ ብዙ፡ ወጪ፡ ሰከሚጠይ
 ቅ፡ ትኩቅ፡ ድግሱ፡ ከመደገሱ፡ ክስቸጋጋ፡ ነው። በግንገር፡ ውስጥ፡ የሚደረገው፡
 ድግሱ፡ ግን፡ ክብዛድውን፡ ጊዜ፡ በጣም፡ ትኩቅ፡ ነው። በተከይ፡ ሃብታም፡ የሆኑ፡
 ወካጆች፡ ከከጆቻቸው፡ የሚያደርጉት፡ ድግሱ፡ ነፍ፡ ያኩ፡ ነው።

በግንገር፡ ውስጥ፡ የሚፈጸመው፡ ጋብቻ፡ ነጥቅ፡ ልማድ፡ ጋር፡ የተመሰሰ
 ከ፡ ሰከሆና፡ የጋብቻው፡ ሥነ፡ ሥርዓትና፡ ድግሱ፡ ከተመሰሰግኙ፡ በጣም፡ ክስ
 ደሰኝ፡ ነው።

ጥያቄዎች

- ሠርግ፡ ማከን፡ ምን፡ ማከን፡ ነው?
- ሠርግ፡ በኢትዮጵያ፡ ውስጥ፡ ነፍ፡ ያኩ፡ ድግሱ፡ ነው?
- ሠርግ፡ የሚደገሰው፡ የት፡ ነው?
- በሆቴክ፡ ውስጥ፡ ሠርግ፡ መደገሱ፡ የተከመደ፡ ነው?
- ከሠርጉ፡ ቀን፡ በጌት፡ የሚሆነውን፡ ነገር፡ ክስረዳ።
- ሠርግ፡ ከምን፡ ብዙ፡ ዝግጅት፡ ይጠይቃል?
- ሠርግ፡ ከመደገሱ፡ የዘመድ፡ ክርዳታ፡ ያሰፈጠጋል?

በገንጠል፡ ሠራገ፡ በገተማ፡ ሠራገ፡ መገንጠል፡ ያከውን፡

ከሌላ፡ ከሌላ፡

ሃገተም፡ ወካይ፡ ከከይቻቸው፡ የሚያደርጉት፡ የሠራገ፡

ድግሰ፡ ምን፡ ዓይነት፡ ነው?

በኢትዮጵያ፡ በከሜሪካ፡ ውስጥ፡ የሚደረገውን፡

የጋብቻ፡ ከሌላ፡ ገኛ፡

ሰከሰፍ፣ ትምህርት

ገገግር

ከት፡ የሐንሰ፡ የክሚሪግን፡ ቆንጊኑ፡ ሆኖ፡ ክሰመራ፡ ውሰጥ፡
ክንዲዲረሰ፡ ክገረ፡ ገዢውን፡ ከመገናኘት፡ ወዲ፡ ክገር፡ ግዛት፡
መሥሪያ፡ ሴት፡ ሃዲ።

የሐንሰ

ይህ፡ ያገር፡ ግዛት፡ መሥሪያ፡ ሴት፡
ነው?

ጉዳይ፡ ክሰፊዳሚ

ክዋ፡ ይህ፡ ያገር፡ ግዛት፡ መሥሪያ፡
ሴት፡ ነው።

ምን፡ ካድርግህዎ፡ ጌታዬ?

የሐንሰ

ስሜ፡ የሐንሰ፡ ይገኛል። በክሰመ
ራ፡ ውሰጥ፡ በቆንጊኑ፡ ሥራ፡
ክንዲገክግህ፡ ክክሚሪግን፡ መ
ገገሥት፡ የተካፈሉ፡ ነኝ።
ክክገረ፡ ገዢው፡ ጋር፡ ከመገናኘት፡
ሰከሰፍ፡ ግን፡ ማድረግ፡

ክንዲሚገን፡ ከነግሩን፡ ይቸካኩ?

ጉዳይ፡ ክሰፊዳሚ

ክቡርነታቸውን፡ ጠይቆ፡ ክሰግሰ
ታውቅዎ፡ ድረሰ፡ ፈቃድዎ፡ ለሆ
ን፡ ክዚህ፡ ገብተው፡ ከቆዩ፡ ይ
ቸካኩ?

የሐንሰ

ክመሰግናክሁ።

ጉዳይ፡ ክሰፊዳሚ

ክገረ፡ ገዢው፡ መምጣትዎን፡ ለመ
ሰማት፡ በጣም፡ ተደስተዋል።
ነገ፡ በክራት፡ ሰዓት፡ መጥተው፡
ክንዲያገገግሩዎቸው፡ ቀጠረ፡
ሰጥተዎታል።

ገፍፍ፡ ፪
በመግባቱ

ክገረ፡ ገዢ

እንደምን፡ ዋኩ፡ ክቶ፡ የሐንገ፡ ት
ናንት፡ መምጣትዎን፡ ሰሰሳ፡
በጣም፡ ተደሰኝሁ። ክገሩ፡ ተ
ሰማላዎት?

የሐንገ

እንደምን፡ ክኩ። ክሱርነትዎን፡
በመገናኛ፡ በጣም፡ ደሰኝ፡ ይ
ከኛ፡ ።

ክገረ፡ ገዢ

ክገገክዎ፡ ይቀመጡ። ክትረድድ፡ ክ
ደረሱ፡ ሰንት፡ ቀን፡ ሆነዎ?

የሐንገ

ክትረድድ፡ ክደረሱሁ፡ ሁከት፡ ሳም
ንት፡ ያህ፡ ሆኖኛ፡ ።

ዳሩ፡ ግን፡ በክመጪገን፡ ክምገሱ፡
ውሰን፡ ጥቂት፡ የመገናኛውናቸ

ው፡ ጉዳዮች፡ ሰከነበሩን፡ ክድ
ሰ፡ ክበገ፡ ክረምሁ።

ክገረ፡ ገዢ

ክሰመራ፡ ክተማ፡ መች፡ ደረሱ?

የሐንገ

ክሰመራ፡ ትናንት፡ በመገናኛ፡ ደረሰ
ሁ።

ክገረ፡ ገዢ

በመገናኛዎ፡ ካይ፡ የመገናኛን፡ ክ
ተማዎች፡ ክመገብኛች፡ ጊዜ፡
ክገኙ?

የሐንገ

ክመጣጡ፡ በችገር፡ ሰከነበር፡ ክመገ
ብኛች፡ የራስግሁዎቻውን፡ ክተ
ማዎች፡ ክመገቡ፡ ጊዜ፡ ክከገኙሁ
ም።

ክገረ፡ ገዢ

ምናክገን፡ ብዙ፡ ጊዜ፡ በክትረድድ፡
ውሰን፡ ይቆዩ፡ እንደሆን፡ ወደ
ሬት፡ ጊዜ፡ ሲያገኙ፡ ክመገብኛ
ት፡ ይችላሉ።

የሐንገ

ተጠቅሞ፡ የሆኑ፡ ክያዩ፡ ክተማዎች፡
በክትረድድ፡ ውሰን፡ መገናኛቸ
ውን፡ በመድሐፍ፡ ውሰን፡ ክንብ
ቤያሁ።

ኸሁ፡ ወደ፡ ኪቶሎይያ፡ ከመምጣት፡
 ዕድሁ፡ በመግጥታ፡ ከጎዳጎዶቹ
 ፡ ከተመገጠ፡ ከመጉበጥት፡
 ተሰፋ፡ ከደርጋሁ።

ከገረ፡ ገዢ

ከጊዜው፡ የሚያሰፈሩትን፡ ገዳ፡
 የሰጡ፡ ዕቃዎች፡ ከመግጥታ፡ ቻ
 ኩ?

የሐገሰ

ከከሰሉትን፡ በጣም፡ ከመሰጠጥህ።
 የሚያሰፈሩትን፡ ገደቶች፡ ሁሉ፡
 ከመግጥታ፡ ችያሁ።

ከገረ፡ ገዢ

ምናሰጥት፡ ወደፊት፡ ስንገደድ፡ የም
 ገንዘብ፡ ገር፡ ከጎዳጎቹ፡ ከጎዳጎቹ
 ሰታውቁት፡ ከጎዳጎቹ።

የሐገሰ

ሰከ፡ ደግነትዎ፡ በጣም፡ ከመሰጠጥን
 ያታሁ። የሚገኙትን፡ ችግ
 ር፡ ሁሉ፡ ከሰታውቁት ያታሁ።

ጥያቄና መሰረት

ጥያቄ

መሰረት

ከክሊብ፡ ወደ፡ ከሰሙ፡ የተካከው
 ፡ ቅንብሩ፡ ስም፡ ታውቃህ?

የሰም፡ ከሰው ቅም።

ቅንብሩ፡ ከመጡ፡ ጊዜው፡ ከሰጡ፡

የሰም፡ ተመሰረተው፡ ከሰው ቅም።

ዛሬ፡ ደረሰ፡ ወደ፡ ከገረ፡ ገዢ፡

ተመሰረተው፡ ያውቃህ?

ከገረ፡ ገዢውን፡ ልግግህ፡ ከሰጡት፡

የሰም፡ ከሰጠሁት ያውቅም።

ጠርቶህ፡ ገር?

ጥያቄ

መልስ

ክሊሞቱን፣ የምትገርመው የት ነው?

ክዲሱ፣ ክበገ፣ ክተማ፣ ውሰን፣ ጎይ

ሆን፣ ክይቀርም።

ክዚህ፣ ክመምጣታችሁ፣ በፊት፣ የት፣ ክሊማችሁ?

ክሊሊንጎይ፣ ክገር፣ ክርመን፣ መጣን።

ክዚህ፣ ክተማ፣ ውሰን፣ ክያኔ፣ ስዎች፣ ታውቋለህ?

ጥቂት፣ ስዎች፣ ጠቻ፣ ክውቃለሁ።

ካንሆይ፣ ክግረ፣ መንገዳችሁን፣ ትምህርት፣ ለታችሁን፣ ጎበኙካችሁ?

ክዎ፣ ጎበኛታውከኛል።

ዛሬ፣ ክግረ፣ መንገዳችሁን፣ ወደ፣ ንግሥት፣ ለት፣ ሄዳችሁ፣ ከትጠይቁት፣ ትችካችሁ?

ክዎ፣ ክንችካለን።

የዲፕሎማቲክ፣ ሥራ፣ የሚሠሩ፣ ዘመድ፣ ክከህ?

ክዎ፣ ክከች።

ወደ፣ ክሜሪካ፣ ከመሄድ፣ ዕድል፣ ገጥሞህ፣ ያውቃለህ?

ክዎ፣ ክሁከት፣ ወር፣ ሄጄ፣ ክገር።

የሚመጡት፣ ክገረ፣ ገዢ፣ ክዚህ፣ በፊት፣ የትኛውን፣ ክገር፣ ይገዙ፣ ክገር?

የክፋሲ፣ ጠቅካይ፣ ግዛት፣ ገዢ፣ ክገር።

የተማሪዎች፣ ጠገይ፣ ክሰተማሪውን፣ ስካካሰዳሰተው፣ ሕጉን፣ የሚያጠነቅረው፣ ይመስከሃል?

ምናከገን፣ ያጠነቅረው፣ ይሆናል።

ጥያቄ

መልስ

ክስተማሪ፡ ከመሆን፡ የጋኩ፡ መገፈሱ፡
ክከው?

የከውም።

ክሚሪግ፡ ውስጥ፡ ታሪካዊ፡ ሥራ፡
የሠሩ፡ ገዛ፡ ሰዎች፡ ይገኛኩ?

ክዎ፣ ሞከተዋል።

የመድሐፍ፡ ለቶ፡ ክካሬ፡ በደግሳ
ታቸው፡ የታወቁ፡ ክንዲናበሩ፡
ታውቃህ?

ክዎ፣ ደግሳታቸውን፡ ክውቃህ።

ወታደሮች፡ ጠርጎቶች፡ መግጠማቸውን፡
ውን፡ የቶ፡ ሰማህ?

ነገሪኩንገራሌ፡ ደብዳቤ፡ ደረሰኝ።

ጉዳዩን፡ ክንድንገግራቸው፡ ትፈልግ
ጋህ?

ክዎ፣ በግክድ፡ ገገላዋቸው።

ወደ፡ ውጭ፡ ክገር፡ ከመሄድ፡ ሰ
ድህ፡ ለገገምህ፡ የቶ፡ መሄድ
ድ፡ ትፈልጋህ?

ወደ፡ ኪቶዶድያ፡ መሄድ፡ ክፈልጋህ።
ከሁ።

ክቶ፡ ከሙ፡ ካንተ፡ ዘመድህ፡ ነው?
የዲፕሎማቲክ፡ ሥራ፡ ያስደስተህ
ሃል?

ክዎ፣ ዘመድ፡ ነው።

በጣም፡ ክደደከም።

ክጃንሆይ፡ ግቢ፡ ጉዳይ፡ ክሰፈዳሚ
ውን፡ ታውቀዋህ?

የከም፣ ክከውቀውም።

የጠቅካይ፡ ግዛቶ፡ መሠሪያ፡ ለቶ፡
ጉዳይ፡ ክሰፈዳሚ፡ ክከው?

ክዎ፣ ክቶ፡ ከሙ፡ ጉዳይ፡ ክሰፈዳሚ፡
ሚ፡ ነው።

ጥያቄ

መልስ

ቀማጭዎች፡ ክፍሎችን፡ የትኛው፡

ምደባቸው፡ ትምህርት፡ ስራ፡ ክፍሎች፡

ትምህርት፡ ስራ፡ ክፍሎች?

መዘገብዎን፡ የገጠመው፡ ማን፡

ሠራተኛው፡ ነው።

ነው?

አገራ፡ መንግሥት፡ ትጠይቁናክህ?

አዎ፡ ምናልባት፡ እጠይቃችሁ፡ ይሆናል።

ወደቤተሰብዎ፡ ሲሄዱ፡ አገራ፡ መንግሥት

አዎ፡ መጥተው፡ ጠየቁች።

ገዳቸውን፡ እንቀ፡ ዘንድ፡ መንግሥት

ጥቀው፡ ነበር?

ቪዲዮን፡ ከአማራጭን፡ ቆይታው፡

የአዎ፡ ገና፡ አካላት ኩም።

አመጣህክ?

በግልጽ፡ መገናኛ፡ ሆኖ፡ ከተማውን፡

ማን፡ እንደ ነበር፡ አካላት ቆይታ።

ይዘር፡ የነበረው፡ ማን፡ ነበር?

የአዎ፡ በጣም፡ ግልጽ፡ አይመስለክ

አንቶ፡ ተሰማ፡ የተናገረው፡ ነገር፡

ኛም።

ግልጽ፡ ይመስላልህ?

የተገባሉት፡ መንግሥታት፡ ድርጅት

ኒው፡ የርብ፡ ውስጥ፡ ነው።

ት፡ ዋና፡ መሥሪያ፡ ስራ፡ የት፡

ነው?

የሥራውን፡ ድርጅት፡ በጣም፡ ወደ

አዎ፡ በጣም፡ ወደጅምርሁ።

ደብዳቤ?

አሥራው፡ ተመልካች፡ ሆነው፡

አዎ፡ ነበርሁ። አሁንም፡ ነኝ።

ነበር?

አዲህ፡ ጉዳይ፡ ተመልካች፡ ማን፡ ነው?

አንቶ፡ ተሰማ፡ ነው።

ው?

ጥያቄ

መልስ

የአናንተ፡ ድርጅት፡ ዓካመው፡ ምን
የድን፡ ነው?

ከድሆች፡ ልጆች፡ ትምህርት፡ ቤት፡
መሥሪያቤት፡ ነው።

መኪናህን፡ እንወራህ?

አዎ፣ ትናንት፡ እንወራለሁ።

ጃንሆይ፡ እድህ፡ ቤት፡ መንግሥት፡
እንወራ?

ሁኑ፡ እድህ፡ ቤት፡ መንግሥት፡
እንወራ።

ትምህርቱን፡ በጨረሱ፡ በሰውን
ቱ፡ ሥራ፡ እንገኛ?

አዎን፡ ንፋ፡ ሥራ፡ እንገኛ።

ከመኖሩ፡ ከባድ፡ ጠቅላይነትን፡ በመ
ጠ፡ በሦስት፡ ወራት፡ ተመጥ
ሪዎች፡ ሆኑ?

የከም፡ እስኪሆኑም።

የጥሩነቱ፡ ልጅ፡ ገገገች፡ በሁከት፡
ዓመት፡ ወደ፡ ፈረንሳይ፡ እን
ር፡ ሄደች?

አዎ፣ ከትምህርት፡ ሄደች።

እንዲሁ፡ በገገህ፡ በወርህ፡ ምን፡
እንዲሁ?

ትኩረት፡ የተሰጠ፡ መደብ፡ እንገባ
ሁ።

እንዲሁም፡ ከባድ፡ በተገቡ፡ በሰ
ምንታቸው፡ የት፡ ሄደች?

ወደ፡ ክፍሉ፡ ሄደች።

ትምህርት፡ ቤት፡ በገገችሁ፡ በሁ
ከት፡ ሰውንታችሁ፡ ስከ፡ ትም
ህርት፡ ቤት፡ መወቅ፡ ትችላላላ
ችሁ?

የከም፡ እንችላለን።

ጥያቄ

መልስ

ገንዘብ፡ በመጣ፡ በወሩ፡ ዲሞዝ፡ ተሰጠ?
ጠ?

የከፈለው፡ ክፍተትጠጥ።

ብርቱካን፡ በተጠራጠረ፡ በወርህ፡ የቶ፡ ሄደህ፡ ነገር?

ወደ፡ ከተማ፡ ሄደህ፡ ነገር።

የውጭ፡ ጉዳይ፡ መረጃ፡ ጠየቅ፡ በሆነ፡ በሆነ፡ ዓመቱ፡ የቶ፡ ሄደህ፡ ነገር?

ወደ፡ ፊርማ፡ ክፍት፡ ሄደህ፡ ነገር።

በህዳሴ፡ ገመታችሁ፡ ካላገኙት፡ ተመክሩት?

ከዎ፡ ገመታችን፡ ተመክረን።

በመጣችሁ፡ በመግቢያ፡ የቶ፡ ሄደህ፡ ችሁ?

ሲገኘን፡ ላይ፡ ሄደን፡ ነገር።

በተገኘው፡ በወራቸው፡ ምን፡ ክፍለ ጉ?

ምንም፡ ክፍለ ጉም።

ገደብ፡ በወሩ፡ ምን?

ከዎ፡ ገደብ፡ በወሩ፡ ምን።

ጥሩነት፡ በታወቁት፡ በክፍለ ጉ፡ ዓመቱ፡ ገጽ፡ ክገገኙ?

ከዎ፡ ክገገኙ።

ክገገኙ፡ በመጡ፡ ገመታቸው፡ ክፍለ ተማሪ፡ ሆኑ?

ከዎ፡ ክፍለ ጉ፡ ሆኑ።

በተያያዙት፡ በሆነ ተገኝተው፡ ወር፡ መገናኛ፡ ገዛችሁ?

ከዎ፡ ገዛችን።

ገገገህ፡ ገመታህ፡ ላይ፡ ሠራህ?

ከዎ፡ ሠራሁ።

ስኩ፡ ክፍለ ጉ፡ በተገኘህ፡ ገመታ፡ ወደ፡ ክፍለ ጉ፡ ሄደህ?

የከፈለው፡ ክፍለ ጉ፡ ሆኑ።

ድርሰት

በአሜሪካ. በኢትዮጵያ. መግባት. የገንዘብ. የኢንፎርሜሽን ጥገና
ትኩረት. የአሜሪካ. መንግሥት. በአስመራ. ውስጥ. አንድ. ቅንብር.
አቋም አለ።

አቶ. የሐንታ. የተገኙ. አሜሪካውያን. በአስመራ. ከተማ. ውስጥ. ቅንብር.
ሆነው. አንዲህሁን. ከመንግሥት ጋር. ተሳትፎ. አስመራ. ከተማ. ዳይሬክቶሬት።

አስመራ. ከመደረሰው. በፊት. አገር. መንገድ. አዲስ. አበገ.
ሰጥተው. ስለነበር. በአዲስ. አበገ. ዓይነት. ሁሉም. አገር. ተደርጎ.
አስመራ።

በአስመራ. በአዲስ. አበገ. የዓይነት. ሁሉም. መግባት. በግምት.
አቶ. የሐንታ. የአስመራ. የዓይነት. ሁሉም. አገር. አንድ. አስመራ.
በግልጽ. ተረጎሙ።

አቶ. የሐንታ. በኢትዮጵያ. በአሜሪካ. መግባት. የሐውገ. የገንዘብ.
ጥገና. አማካኝነት. አማካኝነት. የገንዘብ. መንገድ. ስለነበረው. ወይ
ያው. አንዲደረሱ. ነገር. ገዢው. ጋር. አመገናኝነት. ፈሰሱ።

በመጨረሻው. ቀን. የገንዘብ. ጥገና. መሥሪያ. ቤት. ጠያቂው. ነገር.
በኋላ. ነገር. አስፈጻሚው. ጋር. ተገናኝተው. አገር. ነገር. ገዢው.
አመገናኝነት. አንዲቸኩ. ቀጠሎ. ተቀብለው. ተመከሱ።

በሁለተኛው. ቀን. በቀጠሎው. መሠረት. ወደ. አገር. ጥገና. መሥሪያ.
ቤት. ሄደው. ነገር. ገዢው. ጋር. ተገናኝተው።

ነገር. ገዢው. ጋር. ስለገዘው. ስለገቡ. ከተማው. ከተማው. በሰፊ.
ውስጥ. ተገናኝተው። ነገር. በኋላ. ምናልባት. አቶ. የሐንታ. ነገር.
አንድ. በመሆናቸው. አገር. ስለገቡ. ስለገቡ. አገር. በመሆናቸው.
ውስጥ. አገር. አንዲደረገው. ጠያቂው. አቶ. የሐንታው።

በቀረቡኅቸው፡ ክርዳታ፡ በግም፡ በከተዳሰቱ፡ ነገረ፡ ገዢውን፡ ክመሰግና
ው፡ ወዳ፡ ቤታቸው፡ ተመከሱ።

ጥያቄዎች

- በክስመሬ፡ ነተማ፡ ውሰን፡ ምን፡ ነከ?
- ክን፡ የሐንሰ፡ ከምን፡ ወዳ፡ ክስመሬ፡ መጡ?
- ክስመሬ፡ ከመግገታቸው፡ በፊት፡ የት፡ ዳርሰው፡ ነበር?
- ክዲስ፡ ክበግ፡ የዓየር፡ ሁኔታ፡ እንዴት፡ ነው?
- በኢትዮጵያ፡ በክሜሪካ፡ ምን፡ ዓይነት፡ ሐደነት፡ ነከ?
- ክን፡ የሐንሰ፡ ክስመሬ፡ ሲገቡ፡ ምን፡ ክዳረጉ?
- ነገረ፡ ገዢው፡ ጋር፡ ከመገናኛታቸው፡ በፊት፡ ምን፡ ክዳረጉ?
- ነገረ፡ ገዢው፡ ጋር፡ ምን፡ ተጫዋውቱ?
- ክገረ፡ ገዢው፡ ምን፡ ዓይነት፡ ክርዳታ፡ ክቀረቡኅቸው?
- በሁከቱ፡ ክገሮች፡ መካከሉ፡ ለከውን፡ የዲፕሎማቲክ፡
ግንኙነት፡ ክሰረዱ።

BASIC COURSE

GLOSSARY

<u>a</u>		
abal	አባል	member
abarra - mabarat	አበራ - ማገራት	to stop raining
abbabba	አባባ	daddy, papa
abbat	አባት	father
abbay	አባይ	Blue Nile
abbēde - mabēd	አበድ - ማበድ	to be insane, to get crazy
abbelaššē - mabbelašet	አበካሽ - ማበካሽት	to waste, to spoil, to destroy
abbere - mabber	አበረ - ማበረ	to unite
abbeTe - mabeT	አበጠ - ማበጥ	to swell
abet	አይት	yes sir, sir?
abetuta	አይቲታ	complaint
abeba	አበባ	flower
abeddere - mabedder	አበደረ - ማበደር	to lend (money)
abējjē - mabējjēt	አበጅ - ማበጅት	to make, to construct
abeKKa - mabKat	አበቃ - ማበቃት	to cease, to stop, to end; to live up to
abeKKele - mabKel	አበቀክ - ማበቀክ	to cultivate, to grow (trans.)
abeleSSege - mabelSeg	አበከደገ - ማበከደገ	to enrich, to make prosperous
abella - mablat	አበካ - ማበካት	to feed, to bribe
aberekkete - maberket	አበረገተ - ማበረገት	to extend, to offer, to make abundant
aberra - mabrat	አበራ - ማበራት	to light up, to turn on the light, to shine
aberrere - mabrer	አበረረ - ማበረረ	to chase, to expel
abessele - mabsel	አበሰከ - ማበሰከ	to cook
abezza - mabzat	አበዛ - ማበዛት	to multiply
abro	አብሮ	together
abro yisTen	አብሮ፡ ይስጠን	you're welcome!
abwara	አቧራ	dust
abzafiña	አብዛኛ	most, majority
aCese - maCes	አጤሰ - ማጤሰ	to smoke

aCCawwete - maCCawet	ከጣወተ-ጣወተ	to keep company
aCCir	ከጭር	short
adane - madan	ከደን-ጣደን	to cure, to save
addammeTe - maddameT	ከደመጠ-ጣደመጥ	to listen
addaŋi	ከደኝ	hunter
addaraš	ከደሌሽ	hall
addəbabay	ከደገገይ	city square, court of justice
addəballeKe - maddəbalok	ከደገገቀ-ጣደገገቅ	to mix
addəfe - madef	ከደፊ-ጣደፍ	to be dirty
addəge - madeg	ከደገ-ጣደግ	to grow
addələ - maddəl	ከደከ-ጣደከ	to distribute
addene - madden	ከደነ-ጣደን	to hunt
addere - mader	ከደረ-ጣደር	to spend the night
addese - maddes	ከደሰ-ጣደሰ	to repair, to renew
addis	ከደሰ	new
addis abəba	ከደሰ=ከገገ	Addis Abeba
addis ketema	ከደሰ=ከተማ	downtown section of Addis Ababa
adega	ከደጋ	danger, accident, damage
adegēñña	ከደገኛ	dangerous
adəkkəmə - madkəm	ከደገመ-ጣደገመ	to tire
aden	ከደን	hunting
aderrege - madreg	ከደረገ-ጣደረግ	to do, to perform, to make
aderrese - madres	ከደረሰ-ጣደረሰ	to cause to arrive
adkami	ከደካማ	tiring, tiresome, boring
adrašša	ከደሌሻ	address
af	ከፍ	mouth, language
afegeffege - mafegfæg	ከፈገገ-ጣደገገ	to retreat, to withdraw (intr.)
afəKKere - mafKer	ከፈቀረ-ጣደቀር	to love
afer	ከፈር	soil, dirt
aferrese - mafres	ከፈረሰ-ጣደረሰ	to destroy, to demolish, to cancel
afessese - mafses	ከፈሰሰ-ጣደሰሰ	to spill

BASIC COURSE

affaTTene - maffaTen	ከፋጠኑ - ማፋጠን	to expedite
affelalæg	ከፈካካገ	search, investigation
affere - mafer	ከፈረ - ማፈር	to be shy, to be ashamed
affeSaSem	ከፈዳዳም	performance, completion
affetataš	ከፈተተሽ	testing, searching
afinCa	ከፍንጫ	nose
afwaCCe - mafwaCet	ከፈጩ - ማፈጩት	to whistle
ageTe - mageT	ከጌጠ - ማጌጥ	to be decorated, to be adorned
agebba - magbat	ከገገ - ማገገት	to marry, to bring in
ageC	ከገጭ	chin
ageleggēle - magelgel	ከገካገካ - ማገካገካ	to serve
agelgilot	ከገገግኩት	service
ageññe - magñet	ከገኙ - ማገኙት	to find, to get
ager	ከገር	country
yager gizat minister	ያገር፡ ግዛት፡ ማኒስቴር	Ministry of Interior
agere geži	ከገረ፡ ገዢ	governor
aggaTTeme - maggaTem	ከጋጠሙ - ማጋጠም	to join, to attach, to occur, to encounter
aggaTami	ከጋጣሚ	chance
indaggaTami	ከጎዳጋጣሚ	by chance, accidentally, luckily
agebab	ከገገብ	method; the way of entering
aggenaññe - maggenaññet	ከገናኙ - ማገናኙት	to connect, to cause to meet
aggezē - maggez	ከገዛ - ማገዛ	to assist, to help
aggiyageT	ከጊዳጊጠ	decoration
aggot	ከጎት	uncle
agwaze - magwaz	ከጊዛ - ማጊዛ	to transport
ahlyya	ከህያ	donkey
ahun	ከሁን	now
ajja	ከጃ	oat
ajjēbe - majjēb	ከጃብ - ማጃብ	to accompany
akalat	ከግካት	body

akebbere - makber	ክክበረ- ማክበር	to honor, to celebrate, to accept (invitation)
akist	ክክሰቶ	aunt
akkababi	ክክገባ	outskirts, surroundings, vicinity
akkefafel	ክክፋፊስ	dividing, paying back
akkefaffele - makkefafel	ክክፋፊስ- ማክፋፊስ	to distribute
akkəke - makək	ክክክ- ማክክ	to scratch
akkələ - makkəl	ክክከ- ማክከ	to be equal, to be worthy, to entrust
akkəmə - makkəm	ክክመ- ማክም	to treat (a patient)
akkənawwəne - makkenawən	ክክናወነ- ማክናወን	to accomplish, to complete
akkerayye - makkerayet	ክክጎረ- ማክጎረ	to let for rent
akkiyahed	ክክያሃደ	walking; progressing
akkwahwan	ክክኋን	state, condition
aKd	ክክድ	plan
aKəbet	ክክበት	uphill
aKəlleme - maKləm	ክክከመ- ማክከም	to dye
aKərrebe - maKreb	ክክረብ- ማክረብ	to bring, to present, to offer
aKəTTəle - maKəTTel	ክክጠከ- ማክጠከ	to sprout
aKKaTTəle - maKKaTel	ክክጠከ- ማክጠከ	to burn, to light
aKKəbabel	ክክገበስ	reception
aKKəde - maKKed	ክክደ- ማክደ	to plan, to design
aKKəfe - maKəf	ክክፎ- ማክፍ	to embrace
aKKəməməT	ክክመመኛ	situation, location, position
aKKoTater	ክክግጠር	counting, computing
yegize aKKoTaTer	የጊዜ፡ ክክግጠር	time reckoning; calendar
aKKwaKwam	ክክኋም	establishment, position, posture
aKKwaKwame - maKKwaKwe	ክክኋመ- ማክኋም	to establish, to found
aKKwarreTe - maKKwareT	ክክረጠ- ማክረጥ	to interrupt, to cease, to cross
aKm / aKim	ክክም	ability, force
aKome / maKom	ክክመ- ማክም	to erect, to stop
aKossele / maKuseI	ክክሰከ- ማክሰከ	to wound

BASIC COURSE

aKoyye - maKoyyet	ከቆየ - ማቆየት	to keep, to delay
aKrabbiya	ከቆራሪያ	near by, around
aKTaCCa	ከቆጣጣ	direction
aKwam	ከቆዎም	policy, condition
alafi	ከካፊ	one responsible for
alama	ከካማ	aim, goal, purpose
albeKKam	ከከበቃም	insufficient
ale - malet	ከከ - ማከት	to say
alebbase - malbes	ከከበሰ - ማከበሰ	to dress (trans.)
aleKa	ከከቆ	chief
aleKKese - malkes	ከከቀሰ - ማከቀሰ	to weep
alem	ዓለም	world
alenga	ከከጎጋ	whip
alet	ከከት	rock
alfo alfo	ከከፎ፡ ከከፎ	here and there, everywhere
alga	ከከጋ	bed
allalak	ከከካክ	sending, dispatching
allammede - mallamed	ከከመደ - ማከመደ	to accustom, to make familiar
alle	ከከ	there is
allebabes	ከከበሰ	the way of dressing, fashion
allefe - malef	ከከፎ - ማከፍ	to pass
alleKe - maleK	ከከቀ - ማከቅ	to end, to be finished
alleyayet	ከከያየት	separating
alliCCa	ከከጫ	stew, sauce
almaz	ከከማዝ	diamond
amac	ከከማኛ	brother-in-law; sister-in-law
amare - mamar	ከከማረ - ማማር	to look better; to desire
amat	ከከማት	mother-in-law; father-in-law
amarifña	ከከማርኛ	Amharic
ambasader	ከከምገሳደር	ambassador
amel	ከከመጠ	character, behavior
amelleTe - mamleT	ከከመከጠ - ማምከጥ	to escape
amen	ከከማን	amen

AMHARIC

amerika	አሜሪካ	America
amerikan	አሜሪካን	American (adj.)
amerikawi	አሜሪካዊ	an American
amələkkətə - maməlket	አመክንተ-ማመክንት	to show, to indicate, to point out, to report
amenetta - mamentat	አመኑታ-ማመንታት	to hesitate, to doubt
amənezzərə - mamənzər	አመነዘረ-ማመንዘር	to commit adultery
aməseggene - mamesgen	አመሰገነ-ማመሰገን	to thank
aməššə - mamšət	አመሽ-ማምሽት	to spend the evening
amet	ዓመት	year
amete mihret	ዓመተ-ምህረት	A.D.
aməTeñña / aməSeñña	አመጠኛ/አመዳኛ	rebel
ammakkərə - mammaker	አማክረ-ማማክር	to consult
ammassele - mammasel	አማሰሰ-ማማሰሰ	to stir
aməTTa - mamTat	አመጣ-ማምጣት	to bring
amməmə - maməm	አመመ-ማመም	to cause physical pain
ammene - mamən	አመነ-ማመን	to believe, to admit
ammənezazer	አመነዛዘረ	money changing
ammerar	አመራር	leading, conducting
ammərareT	አመራረጥ	selecting, choosing, voting
amməsegagen	አመሰጋገን	thanking
amməšaš / amməšašet	አመሻሻ/አመሻሻት	spending the evening
ammeTaT	አመጣጥ	coming
ammist	አምስት	five
amlak	አምላክ	God
amsa / hamsa	አምሳ/ሃምሳ	fifty
ammwamwat	አሟሟት	dying
amna	አምና	last year
aməKə - maməK	አምቀ - ማምቀ	to heat
anaTi	አናጢ	carpenter
anbessa	አንበሳ	lion
anbeTTa	አንበጣ	locust

BASIC COURSE

anbolik	ክንቦልክ	envelope
anci	ክንጅ	you (f.)
and	ክንድ	one
and aynet	ክንድ፡ ዓይነት	same
and gize	ክንድ፡ ጊዜ	once
and madreg	ክንድ፡ ማድረግ	to unify
andacc	ክንዳቸ	nothing, something, anything
andand gize	ክንዳንድ፡ ጊዜ	sometimes
andande	ክንዳንድ	sometimes
andefñña	ክንድኛ	first
andinnet	ክንድነት	unity
bandinnet	ገንድነት	together
anebbebe - manbeb	ክንበበ - ማንበብ	to read
anessa - mansat	ክንሳ - ማንሳት	to lift, to raise, to mention
anesteñña	ክንስተኛ	inferior, insignificant
aneTTefe - manTef	ክንጠፎ - ማንጠፍ	to spread out
aneTTese - manTes	ክንጠሳ - ማንጠሳ	to sneeze
anget	ክንገት	neck
angol	ክንጉል	brain
ankwakwa - mankwakwat	ክንጊጊ - ማንጊጊት	to knock
annegager	ክንጋጋ	talk
anneKanneKe - manneKaneL	ክንቃቃ - ማንቃቃ	to shake, to move (trans.)
annese - manes	ክንሳ - ማንሳ	to be small, to diminish
annwanwar	ክንኗኗ	living, subsistence
ante	ክንተ	you (m.)
anTeleTTele - manTelTel	ክንጠከጠከ - ማንጠከጠከ	to suspend, to hang
bejj manTelTel	በክጅ፡ ክንጠከጠከ	to carry by hand
arash	ክሌሽ	farmer
aratt	ክሌት	four
arawit	ክሌዊት	wild animal
arb	ክሌብ	Friday
arba	ክሌግ	forty

arebba - marbat	ክረባ - ማርባቶ	to raise, to breed
areffede - marfed	ክረፊድ - ማርፊድ	to be late in the morning
arefteneger	ዐረፍተ. ገገር	sentence
areggezec - margez	ክረገዛኛ - ማርገዛ	to be pregnant
arejje - marjet	ክረጅ - ማርጅት	to be old
areke	ክረቆ	rakee
aremene	ክረመፅ	pagan
arengwade	ክረገጋዶ	green
ari'ist	ክርዕስት	title, topic
aroge	ክሮጋ	old
arogit	ክሮጋት	old woman
arrede - mared	ክረድ - ማረድ	to slaughter, to deceive
arrefe - maref	ክረፎ - ማረፍ	to rest
arregaggeTe - marregageT	ክረገገጠ - ማረገገጥ	to assure, to confirm
arreme - marrem	ክረመ - ማረመ	to correct, to weed
arrese - mares	ክረሶ - ማረሶ	to cultivate, to till, to plow
arusi	ክሩሲ	Arusi (province)
asa	ክሳ	fish
asaddese - masaddes	ክሳዳሶ - ማሳዳሶ	to have repaired
asama	ክሳማ	pig
asammene - masammen	ክሳመነ - ማሳመን	to persuade, to convince
asallafi	ክሳካፊ	waiter
asallefe - masallef	ክሳካፎ - ማሳካፍ	to let pass, to spend, to wait on, to serve
asannese - masannes	ክሳነሶ - ማሳነሶ	to decrease
asassebe - masasseb	ክሳሰብ - ማሳሰብ	to remind
asawweke - masawwek	ክሳወቆ - ማሳወቆ	to let know
asayye - masayyet	ክሳየ - ማሳየት	to show
asbejje - masbejjet	ክሰበጅ - ማሰበጅት	to have made
asceggari	ክሰቸጋፊ	difficult
asceggere - mascegger	ክሰቸገረ - ማሰቸገረ	to cause difficulty
asCane - masCan	ክሰጫነ - ማሰጫነ	to have something loaded

BASIC COURSE

asCəse - masCəs	ከስጩስ - ማስጩስ	to cause to smoke
asdeffere - masdeffer	ከስደፈረ - ማስደፈር	to cause to dare, to discredit
asdenəggete - masdəngəT	ከስደነገጠ - ማስደነገጥ	to frighten
asdennaKi	ከስደናቂ	surprising, amazing, outstanding
asdenneKe - masdenneK	ከስደነቀ - ማስደነቅ	to surprise, to astonish
asderrese - masderres	ከስደረሰ - ማስደረስ	to cause to narrate; to make someone to write a composition
asdəssac	ከስደሳኝ	pleasant, enjoyable
asdəssete - masdəssət	ከስደሰተ - ማስደሰት	to please
aseb	ከሰብ	Assab (port in Ethiopia)
asekkere - masker	ከሰገረ - ማስገር	to intoxicate
asfaffa - masfafat	ከሰፋፋ - ማስፋፋት	to develop, to expand, to enlarge
asfəKKədə - masfəKKəd	ከሰፈቀደ - ማስፈቀድ	to get permission, to acquire consent
asfellege - masfelleg	ከሰፈከገ - ማስፈከግ	to need
asferarra - masferarat	ከሰፈጠጠ - ማስፈጠጠት	to threaten
asferra - masferrat	ከሰፈጠ - ማስፈጠት	to frighten, to menace
asfəSSami	ከሰፈዳሚ	one responsible for, in charge of
asfetta - masfettat	ከሰፈተ - ማስፈተት	to have released
sira masfettat	ሥራ = ማስፈተት	to take someone's time, to disturb
asgabbeze -masgabez	ከሰጋበዛ - ማስጋበዛ	to ask somebody to invite s.o.
asgeTe - masgeT	ከሰገጠ - ማስገጥ	to decorate, to have decorated
asgebba - masgebbat	ከሰገገ - ማስገገት	to cause to be brought
asgeddēde - masgeddēd	ከሰገደደ - ማስገደድ	to force
asgenezzebe - masgenzeb	ከሰገነዘበ - ማስገነዘብ	to make realize, to make aware of something
asgerrami	ከሰገሬሚ	wonderful
ashede - mashed	ከሰሄደ - ማስሄድ	to cause to go
askeffele - maskeffel	ከሰገፈከ - ማስገፈክ	to charge, to cause to pay

AMHARIC

asKeddeme - masKeddem	ክስቀደመ - ማስቀደም	to cause to precede
asKeddimo	ክስቀደም	before
asKemmeTe - masKemmeT	ክስቀመጠ - ማስቀመጥ	to put down, to let aside, to deposit
asKerre - masKerret	ክስቀረ - ማስቀረት	to cancel
asKeTTele - masKeTTel	ክስቀጠክ - ማስቀጠክ	to have connected, to cause to add
asKeyyami	ክስቀያሚ	ugly, unpleasant
asKome - masKom	ክስቆመ - ማስቆም	to cause to erect
aslebbese - maslebbes	ክስከበሰ - ማስከበሰ	to have somebody dress s.o.
asleyye - masleyyet	ክስከየ - ማስከየት	to cause to separate
asamma - masmamat	ክስማማ - ማስማማት	to reconcile
asmat	ክስማት	sorcery
asmatteñña	ክስማተኛ	magician
asmeCCinna laki	ክስመጪዓ፡ ካጺ	Export-Import Co.
asmenezzerē - masmenzer	ክስመነዚረ - ማስመነዘር	to cause to change money
asmera	ክስመራ	Asmara
asmeseggene - masmesgon	ክስመሰገነ - ማስመሰገን	to cause to thank
asmessele - masmessel	ክስመሰከ - ማስመሰክ	to pretend
asmešše - masmeššet	ክስመሾ - ማስመሾት	to cause to spend the evening
asmeTTa - masmeTTat	ክስመጣ - ማስመጣት	to import
asneffa - masneffat	ክስነፋ - ማስነፋት	to cause to inflate
asnessa - masnessat	ክስነሳ - ማስነሳት	to start, to wake up
asrammist	ክሠራ፡ ክምስት	fifteen
asrand	ክሠራ፡ ክንድ	eleven
asraratt	ክሠራ፡ ክሌት	fourteen
asra hulett	ክሠራ፡ ሁከት	twelve
asra sebatt	ክሠራ፡ ሰገት	seventeen
asra siddist	ክሠራ፡ ሰድስት	sixteen
asra simmint	ክሠራ፡ ሰምንት	eighteen
asra sost	ክሠራ፡ ሦስት	thirteen
asrazəTeñ	ክሠራ፡ ዘጠኝ	nineteen
asredda - masreddat	ክስረዳ - ማስረዳት	to explain

BASIC COURSE

asrèkkèbè - masrèkkèb	ክስረገገገ - ማስረገገል	to deliver
assab / hassab	ክሳል / ሃሳል	thought, plan, intention, idea
assabinnèt	ክሳሊነት	initiating, bringing forth
assasatè - massasat	ክሳሳተ - ማሳሳት	to mislead
assebè - masseb	ክሳሰ - ማሳሰል	to think, to intend
asseffa - masseffat	ክሳፋ - ማሳፋት	to have a suit made
assemma - massèmmat	ክሳማ - ማሳማት	to inform, to let know, to broadcast
assenabbete - massenabr	ክሳፍሰተ - ማሳፍሰት	to dismiss, to fire
assenadda - massenadat	ክሳፍዳ - ማሳፍዳት	to arrange, to prepare
assenebabet	ክሳጎጎጎት	sojourn
assèrè - masèr	ክሳረ - ማሳረ	to tie, to bind
asserra - massèrrat	ክሳራ - ማሳራት	to have built, to cause to work
asseTaT	ክሳጣጥ	way of giving
assir	ክሳር	ten
astamami	ክሳታማማ	nurse
astarreKè - mastareK	ክሳታረቅ - ማሳታረቅ	to reconcile
astawweKè - mastaweK	ክሳታወቅ - ማሳታወቅ	to inform
astawwè - mastawes	ክሳታወሰ - ማሳታወሰ	to remind, to remember
astedadari	ክሳታዳዳሪ	administrator
astedadeg	ክሳታዳዳግ	rearing, raising
astedaddere - mastedader	ክሳታዳዳር - ማሳታዳዳር	to administer
astedader	ክሳታዳዳር	administration
astelalèK	ክሳታካክቅ	massacring, exhausting
astelallefe - mastelale	ክሳታካክፎ - ማሳታካክፍ	to communicate
astemare - mastemar	ክሳታማረ - ማሳታማር	to teach
astemari	ክሳታማሪ	teacher
astewale - mastewal	ክሳታዋሰ - ማሳታዋሰ	to understand, to observe
astewawweKè - mastewaweK	ክሳታዋወቅ - ማሳታዋወቅ	to introduce (a person)
asteway	ክሳታዋይ	intelligent, wise
asteyayet	ክሳታያየት	opinion, standpoint
astezazèz	ክሳታሃሃሃ	ordering, commanding

asTebbeKe - masTebbeK	ክስጠበቅ - ማስጠበቅ	to keep waiting
asTerra - masTerrat	ክስጠሬ - ማስጠሬት	to send for
asTerrege - masTerreg	ክስጠረገ - ማስጠረገ	to have cleaned
asTeTTa - masTeTTat	ክስጠጣ - ማስጠጣት	to cause to drink
aswale - maswal	ክስዋከ - ማስዋክ	to cause to spend the day
asweggede - maswegged	ክስወገድ - ማስወገድ	to check, to drive away, to avoid
aswelwwele - maswelwel	ክስወከወከ - ማስወከወከ	to have polished
asyaze - masyaz	ክስያዘ - ማስያዘ	to cause to hold, to have s.o. arrested, to pawn
aSSaSaf	ክዳዳፍ	writing
aSe	ክዴ	emperor
aSenna - maSnat	ክዴኖ - ማዴኖት	to confirm, to approve, to ratify
ašangullit	ክሻገገኪት	toy, doll
ašettete - maštet	ክሻተተ - ማሻተተ	to smell (tr.)
ašewa	ክሻዋ	sand
ašker	ክሻገር	servant
aššašale - maššašal	ክሻሻከ - ማሻሻክ	to improve
aššašaT	ክሻሻጥ	transaction
ašše - mašet	ክሻ - ማሻት	to rub, to massage
aššəgaggere - maššəgag	ክሻጋገረ - ማሻጋገር	to let pass, to help to pass or to cross
aššənnefe - maššənnef	ክሻኅፊ - ማሻኅፍ	to conquer, to win, to defeat
ater	ክቀር	peas
aterrefe - matref	ክቀረፊ - ማቅረፍ	to gain, to get profit, to save
atkilt	ክቅክገት	vegetables
ato	ክቅ	Mr.
attallele - mattalel	ክቅከከ - ማቅከከ	to cheat, to deceive
atteme - mattem	ክቅመ - ማቅመ	to print
aTeffa - maTfat	ክጠፋ - ማጥፋት	to destroy, to lose, to put out, to waste, to squander
aTegeb	ክጠገብ	near
aTella - maTlat	ክጠኅ - ማጥኅት	to shade

BASIC COURSE

aTenekkere - maTenker	ከጠገን - ማጠገን	to strengthen
aTenna - maTnat	ከጠና - ማጥናት	to study
aTeTTa - maTeTTat	ከጠጣ - ማጠጣት	to water, to irrigate, to offer a drink
aTint	ከጥንት	bone
aTir	ከጥር	fence
aTir gibbi	ከጥር፡ ግቢ	backyard, compound
aTTa - maTat	ከጣ - ማጣት	to fail to get, to miss, to lack
aTTarra - maTTarat	ከጣራ - ማጣራት	to filter, to distill, to screen
aTTebabek	ከጠገብቅ	keeping, waiting, watching, care
aTTebe - maTeb	ከጠብ - ማጠብ	to wash
aTTefe - maTef	ከጠፎ - ማጠፍ	to fold
aTTere - maTer	ከጠረ - ማጠረ	to make a fence, to be short
awaጋ	ከዋጅ	decree, proclamation
awaKi	ከዋቂ	expert, learned
awale - mawal	ከዋክ - ማዋክ	to postpone, to cause to spend the day
awaš	ከዋሽ	Awash (river)
awelleKe - mawleK	ከወከቀ - ማውከቅ	to take off, to remove
awerra - mawrat	ከወራ - ማውራት	to talk, to tell, to describe
awerrede - mawred	ከወረደ - ማውረድ	to put down, to unload, to carry down
aweTTa - mawTat	ከወጣ - ማውጣት	to pull out, to withdraw, to place on, to cost
awilo nefas	ከውከ። ነፋስ	hurricane, tornado, strong wind
awo / awon	ከዎ / ከዎን	yes
awra	ከውራ	main, principal
awra doro	ከውራ፡ ዶሮ	cock, rooster
awra godana	ከውራ፡ ጎዳና	highway
awrajja	ከውራጅ	county
awre	ከውራ	wild animal, beast; mean, wild, ferocious

AMHARIC

awroPa	ክውሮፓ	Europe
awroPawi	ክውሮፓዊ	European
awroPlan/awroplan ayroPlan/ayroplan	ክውሮፕካን/ክይሮፕካን	airplane
awroPlan marefiya	ክውሮፕካን፡ ማሪፊያ	airport
awtobus	ክውቶሎስ	bus
awwalaጋ	ክዋካጅ	midwife
awwassene - mawwasen	ክዋካን - ማዋካን	to border
awwaTTa - mawwaTat	ክዋጣ - ማዋጣት	to contribute
awwawal	ክዋዋላ	the way of spending the day; doing favor
awwəjə-mawwəj	ክወጅ - ማወጅ	to proclaim, to declare
awwəkə - mawwək	ክወክ - ማወክ	to disturb
awwəkə - mawək	ክወቀ - ማወቅ	to know
awwəTaT	ክወጣጥ	emerging
higg awwəTaT	ክጣ፡ ክወጣጥ	law making
ayat	ክያት	grandparent
aydelləm	ክይይከም	is not
ayib	ክይብ	cottage cheese
ayimro /a 'imro	ክይምሮ/ክክምሮ	mind, intelligence
ayn	ዓይን	eye
ayn affar	ዓይን፡ ክፋር	shy
aynet	ዓይነት	sort, kind
ayT	ክይጥ	rat, mouse
ayyale	ክያሌ	several
ayyayaz	ክያያዝ	way of handling something, manner
ayyayazə - mayyayaz	ክያያዝ - ማያያዝ	to fasten, to attach
ayye - mayet	ክየ - ማየት	to see
ayyer	ክየር	air
yayyer Tebay	የየር፡ ጠገቤ	climate
ayyer menged	የየር፡ መንገድ	air line
azen	ክዘን	grief, sorrow
azənebbelə - mazenbel	ክዘንበሐ - ማዘንበሐ	to incline, to tend toward

BASIC COURSE

azzawwərə - mazzawer	ክዛወረ - ማዛወር	to remove, to transfer
azzəgajjə - mazzəgajet	ክዘጋጀ - ማዘጋጀት	to prepare
azzənə - mazən	ክዘኅ - ማዘኅ	to be sorry
azzezə - mazzəz	ክዘዘ - ማዘዘ	to order, to command
azzo	ክዘ	crocodile
<u>b</u>		
babur	ገቡር	train
babur Tabiya	ገቡር = ጣቢያ	railroad station
bada / ba'ida	ገዳ / ገዕዳ	stranger, alien, person not connected with another by blood
bado	ገዶ	empty
bahil	ገሕላ	custom, tradition
bahır	ገሕር	sea
bahırdar	ገሕር = ዳር	seashore, beach
bahri	ገሕሪ	character, nature
bajet	ገጅት	budget
baKela	ገቀካ	beans
bal	ገሌ	husband
balabbat	ገካገት	nobleman
balager	ገካገር	rural area, countryside; peasant, countryman
bale	ገሌ	Bale (province of)
bale	ገካ	owner
baləbet	ገካቤት	husband, wife, chief
baləge	ገካጌ	impolite, rude
baləmulu sılTan	ገካሙኩ: ሥልጣን	plenipotentiary
baləsılTan	ገካ ሥልጣን	authorities
baleSəgga	ገካደጋ	wealthy, well-off
balinjəra	ገሌንጅራ	friend
baltet	ገሌተት	old woman
bank	ገንብ	bank
bariya	ገሌያ	slave

barneTa	ገርፎግ	hat
base - məbas	ገሰ - መገሰ	to get worse
benzin	ቤንዚን	gasoline
bet	ቤት	house
bete kristiyan	ቤተ-ክርስቲያን	church
bete mængıst	ቤተ-መንግሥት	palace
bete məSahift	ቤተ-መዳከፍት	library
betesəb	ቤተ-ሰብ	family
be'al / bal	በዓል/ግል	holiday
be-...bəkkul	በ... በኑሉ	in the direction of...
bəbəkkulu	በበኑሉ	on his part
bəCırraš	በጭራሽ	utterly, completely, at all
beddele - məbeddəl	በደለ - መበደለ	to offend
beddene - məbedden	በደነ - መበደን	to be paralyzed
bedel	በደለ	offense
bədin	በድን	corpse; numb
bədingət	በድንገት	suddenly
bəfıSum	በፍጹም	absolutely, never, by no means
bəg	በግ	sheep
bəga	በጋ	summer
bəgemıdır	በጋምድር	Bagemder (province)
bəggo	በጎ	welfare
bəjjə - məbəjjet	በጅ - መበጅት	to be useful
bəKəddemlet	በቀዳምነት	previously, last time
bəKəl	በቀለ	revenge
bəKer	በቀር	except
bəKəssıta	በቀጠታ	slowly
bəKəTTıta	በቀጥታ	straight ahead
bəKi	በቂ	enough
bəKKa - məbKat	በቃ - መበቃት	to be sufficient
bəKKəle - məbKəl	በቀለ - መበቀለ	to grow, to germinate
bəKlo	በቅጎ	mule

BASIC COURSE

beKollo	በቶኦ	corn
belg	በክግ	autumn, fall
bella - meblat	በካ - መጠካት	to eat
belleTe - mebleT	በከጠ - መጠከጥ	to exceed, to be more, to be large
bemalet	በማከት	thinking that...
berberre	በርበሬ	pepper
bere	በሬ	ox, bull
berebbere - meberber	በረበረ - መበርበር	to search
beredo	በረዶ	hail, snow
beraha	በረሃ	desert
berekkete - meberket	በረገተ - መበርገት	to increase (intr.), to multiply
berenda	በረገዳ	porch, veranda, patio
beretta - mebertat	በረታ - መበርታት	to be strong
berkett malet	በርገት፡ ማከት	to be numerous
berr	በር	doorway, passage
berra - mebrat	በራ - መጠራት	to shine
berraf	በራፍ	doorway
berrede - mebred	በራዳ - መጠራዳ	to get chilly, to be cold
berrere - mebrer	በረረ - መጠረር	to fly
besebbese - mebesbes	በሰበሰ - መበሰበሰ	to be rotten
bessa - mebsat	በሰ - መጠሰት	to pierce
besele - mebsel	በሰከ - መጠሰከ	to be ripe, cooked
bestogra	በሰተግሬ	to the left
bestekēññ	በሰተቀኝ	to the right
besteker	በሰተቀር	except that
bešita	በሽታ	illness
bešiteñña	በሽተኛ	ill
betaleyy	በተከይ	especially, in particular
bettene - mebetten	በተነ - መበተን	to disperse, to scatter
beTam	በግም	very
beTTese - mebeTTes	በጠሰ - መበጠሰ	to break

bezza - mebzat	በዛ - መበዛኛ	to increase, to be too much
biCa	ቢጫ	yellow
bihonim	ቢሆንም	even though
billawa	ቢካዎ	knife
bira	ቢራ	beer
biro	ቢሮ	office
biskilit	ቢስክሊት	bicycle
biyans	ቢያንስ	at least
bi'ir	ብዕር	pen
bicca	ብቻ	alone, only
biddir	ብድር	loan
biKK malet	ብቅ፡ ማክኛ	to emerge, to appear
biIca	ብከጫ	superiority, majority, preponderance
biIiCIIc malet	ብከጫ ከጫ፡ ማክኛ	to shine, to glitter
biIih	ብከህ	clever, intelligent
biIiSiginna	ብከድግፍ	wealth
biIT	ብከጥ	cunning, clever
binnañ	ብፍኝ	dust
birC1Ko	ብርጭቅ	glass
bird	ብርድ	cold
bird libs	ብርድ፡ ከብሰ	blanket
birət	ብራት	metal, iron, steel
birhan	ብርሃን	light, bright
birindo	ብርንዶ	lean meat
birK	ብርቅ	rare, unusual
birr	ብር	dollar, silver
birtat	ብርታት	vigor
birtu	ብርቱ	strong, heavy, important
birtukan	ብርቱግን	orange
biruh	ብሩህ	clear
bisil	ብሰስ	ripe
biskut	ብስኩት	biscuit

BASIC COURSE

bizat	ገዛኛ	quantity
begize bizat	በጊዜ፡ ገዛኛ	in the course of time
bizu	ገዛ	much, many
boks	ቦክስ	boxing
borsa	ቦርሳ	wallet, purse, briefcase
bota	ቦታ	place
bozzene - mebozzen	ቦዘኑ - መቦዘን	to be idle
buda	ቡዳ	evil eye
bullla	ቡካ	light brown
bunna / bun	ቡና / ቡን	coffee
bunnabet	ቡና፡ ቤት	café, bar
bunnamma	ቡናማ	brown
buš	ቡሽ	cork
butitto	ቡትት	rag
buTi	ቡጢ	fist
bwalt	ጊኮት	joke, fun
bwambwa	ጊንጊ	pipe
<u>c</u>		
cale - mecal	ቸካ - መቸካ	to be able
cek	ቸክ	check
cel malet	ቸካ፡ ማከት	to neglect
celliteñña	ቸካቀሻ	neglectful
cekkole - mecekkol	ቸጥካ - መቸጥካ	to hurry
cer	ቸር	generous, kind
cerinnet	ቸርነት	generosity, kindness
ciggar	ቸጋር	famine, starvation
ciggar	ቸግር	problem, difficulty
cikko	ቸኅ	stubborn
cikkola	ቸኅካ	haste, hurry
cikkul	ቸኅካ	hasty
cilota	ቸካታ	ability
cok	ቸክ	chalk

C

Caf	ጫፍ	summit, top, end
Cakka	ጫገ	forest
Camma	ጫማ	shoes
Cane - meCan	ጫኅ-መጫኅ	to load
CebbeTe - meCebbeT	ጨጠጠ - መጨጠጥ	to grasp, to seize, to clasp
1jj meCebbeT	ከጅ፡መጨጠጥ	to shake hands
CefeCCefe - meCefCef	ጨፈጨፈ - መጨፍጨፍ	to slash, to massacre
Ceffere - meCeffere	ጨፈረ - መጨፈረ	to dance
Cekkañ	ጨካኛ	cruel, ruthless
Cekkene - meCekken	ጨካኅ - መጨካኅ	to be determined, to be cruel
CekKone - meCekKon	ጠቅኅ - መጠቅኅ	to oppress, to suppress
Cellema	ጨከማ	darkness
Celleme - meCellem	ጨከመ - መጨከም	to get dark
CelleTe - meCelleT	ጨከጠ - መጨከጥ	to empty
CemmeKe - meCmeK	ጠመቀ - መጥመቅ	to squeeze
Cemmere - meCemmer	ጠመረ - መጠመር	to pour in, to fill up, to add, to increase
CereKa	ጨረቀ	moon
CerK	ጨርቅ	cloth, rag
Cerrese - meCerres	ጨረሰ - መጨረሰ	to finish
Cese - meCes	ጨሰ - መጨሰ	to smoke (intr.)
Cew	ጠዉ	salt
Cewa	ጠዋ	gentle, polite, noble
Cewata	ጠዋታ	game, play, sport; matter, topic
Ciffera	ጭፈፊ	a popular dance
Cigag	ጭጋግ	mist
CiKa	ጭቃ	mud
CimCimta	ጭምጭምታ	rumor
CimmaKi	ጭማቂ	juice
Cimmari	ጭማሪ	additional

BASIC COURSE

Cimmir	ጥምር	including
Cin	ጥን	thigh
Cinet	ጥንቶ	load
Cis	ጥሰ	smoke
yeCis binañ	የጥሰ፡ ብላኝ	fall out
Cohe - meCoh	ጠኝ - ጠጠሂ	to shout, to yell, to scream
Colle	ጠላ	smart, clever
Coma	ጠጣ	fat (n.)
Cuhet	ጠጥቶ	scream, cry, noise
<u>d</u>		
dabbese - medabes	ዳበሰ - መዳበሰ	to touch, to examine, to search, to feel
dabbo	ዳቦ	bread
dammena	ዳመና	cloud
dane - medan	ዳነ - መዳነ	to be saved, to recover, to redeem, to heal
dañña	ዳኛ	judge
daññe - medañet	ዳኛ - መዳኛቶ	to judge
daññinnet	ዳኛነት	legal; judgement
dar	ዳር	shore, bank, edge
darugin	ዳሩ ግን	however, but
debbeke - medebbeK	ዳበቀ - መዳበቅ	to hide, to conceal
deb dabbe	ዳብዳቦ	letter
dēbeddēbe - medēbdēb	ዳበዳቦ - መዳብዳብ	to strike, to hit
dēbter	ዳብተር	notebook
debub	ዳቡብ	south
deffar	ዳፋር	bold
deffere - medfer	ዳፈረ - መዳፈር	to dare, to risk, to venture
dēga	ዳገ	highland
dēgg	ዳግ	kind, fine, nice
dēggefe - medeggef	ዳገፊ - መዳገፍ	to support
dēggeme - medgem	ዳገመ - መዳገም	to repeat
dēggene - medeggen	ዳገነ - መዳገን	to aim

dəggəsə - mədəggəs	ደገሰ - መደገሰ	to arrange a banquet
dəgginnət	ደግነት	kindness, generosity
dəgmo	ደግሞ	again, also, moreover, too
dəha	ደካ	poor
dəhinnet	ደካነት	poverty
dəhna	ደህና	good, well, fine
dəhninnət	ደኅንነት	well being, goodness, good health
dəjjaf	ደጅፍ	doorway, threshold
dəkkama	ደኅጣ	weak
dəkkamannət	ደኅጣነት	weakness, feebleness
dəkkəmē - mədkēm	ደኅጠፀ - መደኅገገግ	to be tired; to strive, to work hard
dəK1Ka	ደቂቅ	minute
dəm	ደም	blood
dəm gibat	ደም፡ግባት	charm, beauty
dəmam	ደጣም	charming
dəmma - mədmat	ደጣ - መደጣት	to bleed
dəmmərə - mədəmmer	ደመረ - መደመር	to sum up, to add
dəmessəsə - mədəmsəs	ደመሰሰ - መደመሰሰ	to destroy, to delete, to demolish
dəmoz	ደሞን	salary, wages
dənb	ደንብ	rule, regulation
bēdenb	በደንብ	properly
bēdenb newa	በደንብ፡ ነዋ	certainly, of course, very much so
dənbeñña	ደንበኛ	proper, regular; customer
denez	ደነዝ	dull (edge)
dənKoro	ደንቆር	deaf, ignorant, stupid
dənnəsə - mədənnəs	ደነሰ - መደነሰ	to dance
dərəja	ደረጃ	level, rank, step, stage, stair
dərəjje - mədərjet	ደረጃ - መደርጃት	to develop, to strive
dəret	ደረት	chest
dərrəKə - mədrək	ደረቀ - መደረቀ	to dry

BASIC COURSE

derrese - medres	ድረሰ-መድረሰ	to reach, to arrive
derreseñ	ድረሰኛ	receipt
dæss malet	ድረሰ፡ ማከቻ	to be pleased, to be happy
dæsset	ድሶቻ	island
dæssita	ድከታ	pleasure
dæssiteñña	ድከታኛ	pleasant, happy, gay
dæwel	ድወክ	bell
dæwwele - medæwwel	ድወክ-መድወክ	to dial, to ring
diploamatik	ድፕሎማቲክ	diplomate, diplomatic
direkter	ድሬክተር	director
dibulbul	ድቡክቡክ	round
dida	ድዳ	dumb, stutterer
difret	ድፍረቻ	courage, insolence
diggis	ድግስ	banquet
dihoc	ድዞቻ	the poor (pl. of /deha/)
dikam	ድካም	tiredness, fatigue
dil madreg	ድክ፡ ማድረግ	to win, to be victorious
dil mehon	ድክ፡ መሆን	to be defeated
dil mensat	ድክ፡ መንግሥት	to defeat, to conquer
dildiyy	ድክድቅ	bridge
dimmet	ድመቻ	cat
dimmir	ድምር	sum, total
dimS	ድምፅ	voice, sound
dinber	ድንበር	border, frontier
dingay	ድንጋይ	stone, rock
dingil	ድንግስ	vergin
dinguT	ድንጉጥ	nervous
dinK	ድንቅ	splendid, wonderful
diniggaTe	ድንገጤ	fright, shock, fear
dinkwan	ድንጂን	tent
dinnic	ድንቻ	potato
dires	ድረሰ	up to, until

AMHARIC

dirša	ድርሻ	share
dirijjit	ድርጅት	organization
yetebabberut mengistat dirijjit	የተገበገቡት፡ መንግሥታት፡ ድርጅት	U.N.O.
diro/duro	ድር/ድሮ	ancient, former
dirset	ድርሰት	narrative, story
dist	ድሰት	saucepan
doro	ድሮ	chicken
dubba	ድባ	pumpkin
duldum	ድስድም	dull (point)
duKet	ድቋት	flour
dulla	ድካ	stick, club
dur	ድር	forest
yedur awre	የድር፡ አውራ	wild animal
duro/diro	ድሮ/ድር	ancient, former
<u>e</u>		
ekonomi / ikonomi	ኬኮኖሚ / ኬኮኖሚ	economy
elektrik / lektrik	ኬኬንትሪክ / ኬትሪክ	electric
eli	ኬኪ	turtle
embassi	ኬምባሲ	embassy
ertra	ኬሪትራ	Eritrea
<u>e</u>		
ere	ክረ!	oh!
<u>f</u>		
fanos	ፋኖስ	lantern
fanta / fenta	ፋንታ / ፊንታ	instead of; turn, portion
fasika	ፋሲካ	Easter
feCCe - mefCet	ፊሮ - መፍሮት	to grind
fegegg malet	ፊገግ፡ መገከት	to smile
fegegta	ፊገግታ	smile
fejje - mefjet	ፊጅ - መፍጅት	to consume, to destroy, to burn, to use up (time, etc.)
feKad / fiKad	ፊቃስ / ፋቃስ	permission; desire

BASIC COURSE

fəKadeñña	ፈቃደኛ	willing
fəKKede - məfKed	ፈቃድ - መፍቀድ	to be willing, to allow
fəlallegə - məfələleg	ፈለገ መፈለግ	to look for (here and there)
fəleg	ፈለግ	trace
fəlessefə - məfəlsəf	ፈክሰፊ - መፈክሰፍ	to invent
fella - məflat	ፈካ - መፍካት	to boil, to ferment
fəlləgə - məfəlləg	ፈካገ - መፈካግ	to want, to look for
fənedda - məfəndat	ፈኅኅ - መፈኅኅት	to burst, to blow up
fərənsawi	ፈረንሳዊ	Frenchman
fərənsay	ፈረንሳይ	French
yefərənsay agər	የፈረንሳይ፡ ጎረቤት	France
fərənsayñña	ፈረንሳይኛ	French (language)
fəres	ፈረሰ	horse
fəreseñña	ፈረሰኛ	horseman, cavalry
fəres gilbiya	ፈረሰ፡ ግሳሲያ	horseback riding
fəri	ፈሪ	coward
ferra - məfrat	ፈራ - መፍራት	to be afraid
fərrede - məfred	ፈረዱ - መፍረዱ	to judge
fərreme - məferrem	ፈረመ - መፈረም	to sign
fərrese - məfres	ፈረሰ - መፍረሰ	to be demolished
fəssese - məfsəs	ፈሰሰ - መፍሰሰ	to flow, to spill
fəSSeme - məfəSSəm	ፈሰመ - መፈሰም	to accomplish, to complete
fətəna	ፈተና	test, examination
fəttə - məftat	ፈተ - መፍተት	to untie, to release, to divorce
fəttene - məfetten	ፈተኑ - መፈተን	to test, to try, to examine
fəttəšə - məfettesš	ፈተሽ - መፈተሽ	to search
fəTənn malet	ፈጠን፡ ጣካት	to hurry, to be quick
fəTənn bilo	ፈጠን፡ ብኩ	fast, quickly
fəTTaninnet	ፈጣንነት	haste, hurry
fəTTene - məfTən	ፈጠኑ - መፍጠን	to hurry, to be quick
fəTTere - məfTer	ፈጠረ - መፍጠር	to create
fəwwəse - məfəwwəs	ፈወሰ - መፈወሰ	to cure, to heal

AMHARIC

fidəl	ፊደል	letter, alphabet
filsifinna	ፍልስፍና	philosophy
firma	ፊርማ	signature
fit	ፊት	face, front, ahead, earlier
bəfit	በፊት	before
wədəfit	ወዲ፡ፊት	in the future
fitlefit	ፊት ከፊት	in front of
ficc	ፍቺ	meaning, interpretation
fıKad / feKad	ፍቃድ / ፈቃድ	permission, desire
fıKır	ፍቅር	love, affection
fillagot	ፍኅግት	desire
fırd	ፍርድ	justice, judgement, trial
yefırd minister	የፍርድ፡ ወይንገሪ	Ministry of Justice
fırbet	ፍርድ፡ ቤት	Court of Justice
fire / fre	ፍሬ	fruit
fırhat	ፍርሃት	fear, terror
fırraş	ፍራሽ	ruin
fıSSame	ፍላጫ	completion, end
fıTret	ፍጥረት	creation, nature
flyyel	ፍላጎት	goat
fok	ፎቅ	storey, floor
form	ፎርም	form
foté	ፎት	easy chair
fota	ፎጣ	towel
fracre	ፍሬ	various sorts of fruit
fras	ፍራሽ	matress
fwafwate	ፍፍት	waterfall
<u>g</u>		
ga	ገ	to, from, with, at
gabaž	ገገዥ	host
gabbeze - megabez	ገበዘ - መገበዘ	to invite
gabicca	ገብቻ	marriage

BASIC COURSE

galləbə - mēgələb	ጋሎ-መጋሎ	to gallop, to ride a horse
gar / gara	ጋር/ጋራ	with
gara	ጋራ	mountain
garaž	ጋራጅ	auto repair shop
gari	ጋሪ	cart
gašša	ጋሻ	shield
gazeTa	ጋዜጣ	newspaper
gazeTeñña	ጋዜጠኛ	reporter
geta	ጌታ	master, owner, sir; rich
geT	ጌጥ	decoration, ornament
gebba - mēgbat	ገገ-መገገት	to enter, to arrive
gebere	ገበሬ	farmer
gebeta	ገበታ	table
gebeya	ገበያ	market
gebs	ገብስ	barley
gedam	ገዳም	monastery
geday	ገዳይ	killer
nefse geday	ነፍሱ: ገዳይ	murderer
geddam	ገዳም	lucky
geddele - mēgdəl	ገዳህ - መገዳህ	to kill
gedel	ገዳህ	cliff
gedema	ገዳማ	approximately, about, vicinity
geffa - mēgfat	ገፉ - መገፉት	to push
geffefe - mēgfeፍ	ገፈፈ - መገፈፍ	to skin (an animal); to strip (by force)
gehannem	ገሃጎም	hell

AMHARIC

gela	ገኅ	body
gələba	ገሰገ	straw; light (adj.)
gələbbəTə - mēgəlbəT	ገሰጠ - መገሰጠጥ	to copy; to upset, to pour in
gelleSə - mēgləS (or: gelleTə - mēgləT)	ገሰሶ - መግሰሶ	to explain, to disclose
gemed	ገመድ	rope, string
gemma - mēgmat	ገማ - መግማጥ	to stink
gemmeTə - mēgəmmet	ገመተ - መገመተጥ	to estimate, to guess
gemugofa	ገሙ ገዕፋ	Gomo Gofa (province)
gena	ገና	yet, still
genbi	ገንቢ	mason
genəbba - mēgenbat	ገንገ - መገንገጥ	to build
genna	ገና	field-hockey; Christmas
genzəb	ገንዘብ	money
yegenzəb minister	የገንዘብ: መኒስትር	Ministry of Finance
gered	ገረድ	maid
gerrefə - mēgref	ገረፈ - መግረፍ	to whip
gerremə - mēgrem	ገረመ - መግረም	to astonish
geSS	ገፍ	page, face
geTər	ገጠር	uncultivated, underdeveloped
geTTəmə - mēgTəm	ገጠመ - መግጠም	to encounter, to come accross, to face, to join, to compose
Torinnet mēgTəm	ጠርጎጥ: መግጠም	to fight
gezza - mēgzat	ገዛ - መግዛጥ	to buy, to rule
geži / gež	ገዢ / ገዥ	head, chief
gize	ጊዜ	time
beyyegizew	በየጊዜው	often, everytime
gibbi	ገበ	palace, compound
yegibbi minister	የገበ: መኒስትር	Ministry of the Imperial Court
gibr	ገብር	tax, banquet
gibrinna	ገብርና	agriculture, farming
gibS	ገብፅ	Egypt
gibža	ገብገፍ	party, reception, invitation

BASIC COURSE

gidd	ገድ	necessary
giddelleṃ	ገድ፡ ለከም	never mind
giddeta	ገድታ	obligation
giddib	ገድብ	dam
gidgidda	ገድገዳ	wall
gilibbaC	ገህገጭ	copy
gils	ገህድ	clear, open
begils	በገህድ	clearly
gils məkina	ገህድ፡ መገናኛ	convertible
gimel	ገመል	camel
gimjabet	ገምጃ፡ ቤት	treasury, treasurer; storage
gimmaš	ገማሽ	half
gimmit	ገምት	estimate
gin	ገን	but
ginbar	ገንገሮ	forehead
ginbot	ገንቦት	September
gind	ገንድ	timber, beam, trunk (of a tree)
ginnifñunnet	ገንገሽት	connection, communication, relationship
girge	ገርጌ	bottom, lower part
girik	ገሪክ	Greek
girmawi	ገርማዊ	Majesty (adj.)
girmawinnet	ገርማዊነት	Majesty (n.)
gizat	ገዛት	territory, area
gižži	ገገዢ	purchase
gobeññe - meḡobñet	ገብኛ - መገብኛት	to visit
godana	ገዳና	street avenue
godda - meḡudat	ገዳ - መገዳት	to damage, to harm, to hurt
gojjam	ገዳም	Gojjam (province)
gojjo	ገዳ	hut
gomma	ገመገ	tire
gommen	ገመን	cabbage
gon	ገን	side

AMHARIC

gonlegon	ገገገገገ	side by side
gorade	ገገገ	sword
gorebet	ገገገገ	neighbor
goremsa	ገገገገገ	young man, youth
gorf	ገገገ	flood
gottete - megottet	ገገገገ - መገገገገ	to drag, to pull
gra	ገገ	left
graCCa	ገገገገ	grey
grañ	ገገገ	left handed
grum	ገገገገ	excellent, magnificent
guba 'e	ገገገገ	assembly, conference
gubbo	ገገ	bribe
gubiññit	ገገገገገ	visit
gudat	ገገገ	harm, damage, loss
gudday	ገገገገ	business, affairs; minus
gudgwad	ገገገገገ	pit, well
gugs	ገገገ	an Ethiopian tournament game
gulbet	ገገገገገ	knee; strength
gulmasa	ገገገገገገ	youth
gulo	ገገገ	castor oil seed
gum	ገገገ	fog
gumarre	ገገገገገ	hippopotamus
gumruk	ገገገገገገ	custom house
gunC	ገገገገገ	cheek
gunfan	ገገገገገ	cold (ailment)
gurorro	ገገገገ	throat
gurša	ገገገገ	tip, mouthful
guzo	ገገገ	trip
gwaddeñña	ገገገገገ	friend, colleague
gwaro	ገገገ	yard

BASIC COURSE

<u>h</u>		
habt	ሃብት	wealth
habtam	ሃብተኛ	rich
habtamīnnet	ሃብተኛዎች	richness
hadid	ሐዲድ	railroad
hakim	ሐኪም	doctor (MD)
hakimbet / hospital	ሐኪም፡-ቤት / ሆስፒታል	hospital
haKK	ሐቅ	truth
halafinnet	ሃካፊነት	responsibility
hamle	ሐምሌ	November
hamus / amus	ሐሙስ / ነሐሴ	Thursday
harər	ሐረር	Harar (city)
harərge	ሐረርጌ	Hararge (province)
harr	ሐር	silk
hassab / assab	ሃሳብ / ነገሳ	thought, idea
hasset	ሃሰት	false; lie
hateta	ሃተታ	detailed account
haTiyat	ኃጢአት	sin
haya	ሀያ	twenty
hayıK / hayK	ሐያቅ	lake
hayl / hayıl	ኃይል	strength, power
hayleñña	ኃይልኛ	powerful
hayleññannet	ኃይልኛነት	powerfulness
hayle sillase	ኃይሉ ሥላሴ	Haile Silassı
haymanot	ሃይማኖት	religion
hazən	ሐዘን	sorrow, distress, mourning
hede-məhed	ሄድ-መሄድ	to go
hibret	ከብረት	collective, unity
hıdar	ሀዳር	March
hıgg	ሐግ	law, bill, regulations
hıgg askəbbari	ሐግ፡ ከሰጠገሌ	public prosecutor
hıgg awwəTaT	ሐግ፡ ከወጣኖ	law making
hıgge mēngıst	ሐገ፡ መንግሥት	constitution

AMHARIC

higgigat	ከገገት	laws
hikkimanna	ከክምና	medicine (science)
hilm	ከከም	dream
himemteñña	ከመምተኛ	patient (n.)
hind	ከክፍ	India
hinSa	ከገፃ	building, structure
hiSan	ከፃፃ	baby
hiywet	ከይወት	life
hizb	ከዝብ	people
yehizb Tena TibbeKa minister	የከዝብ ጤና ገበያ ሚኒስቴር	Ministry of Public Health
hod	ሆድ	belly, stomach
hodam	ሆዳም	gourmand
hone-mehon	ሆነ-መሆን	to become
honom	ሆኖም	however
hospital / hakimbet	ሆስፒታል / ከክም: ለት	hospital
hotel / hotelbet	ሆትል / ሆቲል: ለት	hotel
hulett	ሁከት	two
hulgize	ሁከጊዜ	always
hullu	ሁኩ	all
lehullum	ከሁኩም	in general, anyway, at any rate
hullum neger	ሁኩም: ነገር	everything
lehullum neger	ከሁኩም: ነገር	anyhow, anyway
huneta / hunate	ሁኔታ / ሁኔታ	situation, conditions
hwala	ኋካ	behind
behwala	በኋካ	after
<u>i</u>		
ikonomi / ekonomi	ኢኮኖሚ / ኢኮኖሚ	economy
illubabor	ኢሉባቦር	Ilubabor (province)
industri	ኢንዱስትሪ	industry
ityoPiya	ኢትዮጵያ	Ethiopia
ityoPiyawi	ኢትዮጵያዊ	Ethiopian

BASIC COURSE

<u>1</u>		
1bab	ከግብ	snake
1bakkiwo	ከግብዎ	please
1bd	ከብድ	idiot, mad, insane
1blet	ከብከት	lie
1brayist	ከብራይስጥ	Hebrew
1da	ዕዳ	debt
1ddil	ዕድል	chance, luck, opportunity
1dget	ዕድገት	growth
1dif	ከድፍ	dirt
1dme	ዕድሜ	age
1fret	ክረፍት	shame, embarrassment
1gele	ከገሌ	so-and-so
1gir / igr	ከግር	foot
1gre mengedu	ከግር: መጓጉድ	on his way to
1greñña	ከግረፍ	pedestrian, infantry
1gziyabher / igrzer	ከግዚክብሔር / ከግዜር	God
1h1l	ክህል	grain, seed
1hit / it	ክህት / ክት	sister
1hud	ክሁዳ	Sunday
1jj	ክጅ	hand
1jj mensat	ክጅ: መጓጎት	to pay respect, to bow
1jj mestet	ክጅ: መሰጠት	to surrender
1jjeta	ክጅታ	handle
1jjig	ክጅግ	very much, too much
1jjige	ክጅጌ	sleeve
1kkul	ክኩል	half; equal
1kkule lelit	ክኩሉ ከኪት	midnight
1ka	ዕቃ	thing
1kabet	ዕቃ: ቤት	storage room
1let	ክከት	day
keletat and Ken	ከከታት: ክጓድ: ቀን	once upon a time

AMHARIC

1lf	ከሰፍ	thousands; innumerable
1mbi malet	ከምቢ፡ ማከት	to refuse (to say 'no!')
1mbita	ከምቢታ	refusal
1mbwa malet	ከምቧ፡ ማከት	to bellow
1mmete	ከማቲ	madam
1mmebet	ከመቤት	lady
1nCet	ከንጤት	wood
1mmet	ከመት	yes ma 'm; ma 'm?
1mnet	ከምነት	belief, trust, faith,
1nde ↑	ከንዴ!	confidence
1ndet	ከንዴት	ah!
1ndeta	ከንዴታ!	how
1nde	ከንዴ	certainly, indeed
1ndegna	ከንዴገፍ	like, as
1ndemin	ከንዴገፍ	again
1ndezzihum	ከንዴገፍገፍ	how
1ndihum	ከንዴሁም	thus, and, so, moreover
1ndiyaw	ከንዴሁም	thus
1ndiyawim	ከንዴሁምም	gratis, free of charge
1ne	ከኔ	as a matter of fact
1ngida	ከንግዳ	I
1ngida teKebbay	ከንግዳ፡ ተቀገይ	newcomer, guest
1ngidiyamma	ከንግዲያማ	hotel receptionist
1ngidiyass	ከንግዲያሽ	well then
1ngliz	ከንግዲዝ	then
1nglizawi	ከንግዲዛዊ	English
1ngliziniña	ከንግዲዝኛ	Englishman
yengliz ager	የከንግዲዝ፡ ክገር	English (language)
1nguday	ከንጉዳይ	England
1njera	ከንጅሬ	mushroom
1nji	ከንጅ	bread
1njorre	ከንጅሬ	though, just, except for
		raspberries

BASIC COURSE

inkwan	ከንጊን	bravo; even
inKilf	ከንቅብፍ	sleep
inKulal	ከንቁካላ	egg
inna	ከና	and
innante	ከናጻተ	you (pl.)
innat	ከናት	mother
innatinnat	ከናትናት	motherhood
inneman	ከነጣን	who, which (pl.)
inneñña	ከነኛ	those (pol.)
inneññih	ከነኚህ	these (pol.)
innessu	ከነሱ	they
innezzih	ከነዚህ	these
innezziya	ከነዚያ	those
inniya	ከኒያ	that (pol.)
insira	ከንሰራ	pot, jar
insisa	ከንሰህ	animal
yebet insisa	የቤት ከንሰህ	domestic animal
inñña	ከኛ	we
inññih	ከኚህ	this (pol.)
irdata	ከርዳተ	help
irgiT	ከርግጥ	true, correct
irgiTəñña	ከርግጠኛ	exact, sure
irguz	ከርጉዝ	pregnant
irkab	ከርግብ	stirrup
irK	ከርቅ	peace
irmljja	ከርግዳጃ	progress, step
irreñña	ከረኛ	shepherd
irsaccew	ከርህቸው	he, she (pol.)
irsas	ከርሰሰ	pencil
irsbers	ከርሰሰርሰ	each other
irswo / isswo	ከርሰዎ / ከሰዎ	you (pol.)
irsu / issu	ከርሱ / ከሱ	he

irswa / isswa	ከረሷ / ከሷ	she
irša	ከርሻ	agriculture
yerša minister	የርሻ፡ ሚኒስትር	Ministry of Agriculture
yerša sira	የርሻ፡ ሥራ	farming
irTib	ከርጥብ	mist, humid, wet
irzimet / irizmet	ከርዘመን	length
isat	ከሰፍን	fire
isirbet	ከሰር፡ ቤት	prison
iske	ከሰገን	until, up to
iskolaršip	ከሰገንካርሻጥ	scholarship
islam	ከሰገን	Islam, Moslem
isreñña	ከሰረፍ	prisoner
isti	ከሰቴ	how about, go ahead!
išši	ከሻ	all right
išKdimdim	ከሻቅዳምዳም	race (contest in running)
itege	ከተገ	Emperess
iTa	ከጣ	chance, luck, lot
iTf	ዕጣ	double
iwinet	ከውነት	truth
bewinetu	በውነት	truly, naturally, really
iwKet	ዕውቀት	knowledge
belimid yetegeññe iwKet	በከምዳ፡ የተገኘ፡ ዕውቀት	experience
iwwir	ዕውር	blind
iyvandandu	ከየሩሳሪዳ	each one, every one
izzih	ከዚህ	here
izziya	ከዚያ	there
<u>J</u>		
Janhoy	ጃንሀይ	His Imperial Majesty
jebena	ጅባ	coffee pot, kettle
jegna	ጅግና	brave, hero
jegninet	ጅግንት	bravery, heroism

BASIC COURSE

jəɫba	ጆኮገ	boat
jənber	ጆንበር	sun
jəmmərə-məjəmmer	ጆመረ-መጆመር	to begin
jərba / žərba	ጆርገ / ጆርገ	back
jərmən	ጆርመን	German
jərmənɪñña	ጆርመንኛ	German (language)
jərmən agər /yəjerman agər	ጆርመን፡ክገር / የጆርመን፡ክገር	Germany
jɪb / žɪb	ጆብ / ጆብ	hyena
jɪmla	ጆምላ	total, wholesale
jɪrat	ጆረጉ	tail
jografi	ጆግራፊ	geography
jonɪyya	ጆንያ	sack
joro	ጆሮ	ear
<u>k</u>		
kabba	ካገ	cloak
kade - mekad	ካድ - መካድ	to deny
kahin	ካህን	priest, clergyman
kaluss	ካሉስ	as a matter of fact
karot	ካሮት	carrot
karta	ካርታ	map
katolik	ካቶሊክ	Catholic
kəbbad	ካባድ	heavy
kəbbədə - mekbed	ካበድ - መካበድ	to be heavy
kəbbere - mekber	ካበረ - መካበር	to be rich
kəbero	ካበሮ	drum
kəbt	ካብት	cattle
kəbt rabbi	ካብት፡ ጳጳስ	animal husbandry
kədda - mekdat	ካድ - መካድት	to betray, to desert
kəddateñña	ካድተኛ	traitor
kəddene - mekden	ካድነ - መካድን	to cover
kəfa	ካፋ	Kafa (province)
kəff malet	ካፍ - መካፍት	to be important

AMHARIC

keffa - mekfāt	ክፋ - መክፋት	to become bad
keffele - mekfēl	ክፈከ - መክፈከ	to divide, to pay
keffete - mekfēt	ክፈተ - መክፈት	to open
keffita	ክፍታ	height
keffiteñña	ክፍታኛ	high, elevated, prominent
keləkkəle - mekelkel	ክከከከ - መክከከከ	to forbid, to prohibit, to prevent
kəmmere - mekemmer	ክመረ - መክመር	to pile up
kenfer	ክንፈር	lip
kenne	ክን	with, including
kəntu	ክንቱ	vain
kəreTit	ክረጢት	bag, sack
kərmō	ክርም	next year
kərrəme - mekreṃ	ክረመ - መክረም	to speed the winter; to spend several days
kəsaš	ክሳሽ	plaintif
kəsəl	ክሳሌ	coal, charcoal
kəssa - meksat	ክሳ - መክሳት	to become thin, to lose weight
kəssəse - meksəs	ክሳሳ - መክሳሳ	to accuse
kətema	ክተማ	town, city
kəttete - mektēt	ክተተ - መክተት	to put inside, to keep, to save
ketto	ክቶ	never
kezzih	ክዚህ	from here
kezziya	ክዚያ	from there
kiray	ክራይ	rent
kis	ክሰ	pocket
kisara	ክሳራ	deficit
kıbb	ክብ	round
kıbdet	ክብደት	weight
kıbəb	ክብብ	club, association
kıbr	ክብር	honor
kıbrit	ክብሪት	match
kıbur (adj.)	ክብር	Excellency

BASIC COURSE

kiburinnēt (n.)	ክቡርነት	Excellency
kifat	ክፋት	wickedness, evil
kifil / kifl	ክፍል	room, class, portion, part, department
kift	ክፍት	open
kifu	ክፉ	mean, bad
kifunnet	ክፉነት	meanness
kilkil	ክከክል	prohibited
kimmir	ክምር	pile, heap
kind	ክንድ	arm
kiremt / kremt	ክረምት	winter
kirikkir	ክርክር	argument, dispute
kirn	ክርን	elbow
kirr	ክር	thread
kok	ክክ	peach
kokēb	ክክብ	star
kolej	ክኮጅ	college
komTaTa	ክምጣጣ	sour
komTaTe	ክምጣጤ	vinegar
kopi	ክፒ	copy
korēbta	ክረብታ	hill
koricca	ክርቻ	saddle
korra - mekurat	ክራ - መክራት	to be proud
kors	ክርስ	course
kot	ክት	coat
krabat	ክራባት	necktie
kristiyan	ክርስቲያን	Christian
kubbaniya	ክባንያ	company
kubbayya	ክባያ	cup
kuffiñ	ክፍኝ	smallpox
kurat	ክራት	pride, conceit
kure	ክራ	pond
kuru	ክሩ	proud
kwas	ክዓ	ball

K

Kal	ቀለ	word
Kal aKəbbay	ቀለ፡ ክቀገይ	reporter, informer
Kal meġbat	ቀለ፡ መግገኛ	to promise, to guarantee
Kes	ቄህ	priest
Kəbba - meKəbbat	ቀገ - መቀገኛ	to paint, to shine
Kəbbərə - meKber	ቀገረ - መቀገር	to bury
Kəbero	ቀገሮ	jackal
Kəbetta	ቀገቶ	belt
Kəbd	ቀገድ	downpayment
Kəbēle	ቀገኔ	borough, district
KəCCin	ቀጭን	light, thin, weak, slender
KəCCine	ቀጭኔ	giraffe
Kədada	ቀዳዳ	hole, slit
Kədamawi	ቀዳማዊ	the first
kədda - meKdat	ቀዳ - መቀዳኝ	to pour in, to copy
Kəddədə - meKded	ቀዳዳ - መቀዳድ	to tear
Kəddəmə - meKdəm	ቀዳመ - መቀዳም	to surpass
Kəddəmtinnet	ቀዳምንንን	priority
Kədəmm bilo	ቀዳም፡ ብኩ	early, ahead of time
Kədəmm malet	ቀዳም፡ ማክኛ	to be early, to be ahead of time
Kədmo	ቀዳም	former, ancient, old, early
Kəga	ቀጋ	sweetbrier
KəKKələ - meKəKKəl	ቀቀለ - መቀቀለ	to cook
KəlaKKələ - meKəlaKəl	ቀጎቀለ - መቀጎቀለ	to mix

Keld	ቀከድ	joke
Kələbet	ቀክበኝ	ring
Kələm	ቀክም	color, ink, paint
Kəllal	ቀክላ	easy
beKəllalu	በቀክላ	easily
Kəlləb	ቀክላ	salary, provisions
Kəllədə - meKəlləd	ቀክደ - መቀክደ	to joke
Kəllətə - meKələt	ቀክጠ - መቀክጥ	to melt, to disappear
Kəltaffa	ቀክጣፋ	alert, active
Kember	ቀምበር	yoke
Kemma - meKəmmat	ቀማ - መቀማኝ	to rub, to snatch
Kəmməsə - meKməs	ቀመሰ - መቀመሰ	to taste
Ken	ቀን	day
Ken meKuTeriya	ቀን፣ መቀጠሪያ	calendar
Kenen bemulu	ቀንን፣ በሙሉ	all day long
Kənd	ቀንደ	horn
Kənnə - meKnat	ቀና - መቀናኝ	to straighten, to succeed; to be jealous
Kənnatəñña	ቀናተኛ	jealous
Kəññ	ቀኛ	right (side)
KeraC	ቀራጭ	tax collector
Kərəbb bilo	ቀረብ፣ ብኩ	near
KərəT	ቀረጥ	tax, fees
Kəri	ቀሪ	remainder
Kərre - meKret	ቀረ - መቀረኝ	to remain, to be left over, to stay behind

Kerrebe - meKreb	ቀረብ - መቅረብ	to come near, to represent
Kess malet	ቀስ፡ ማስታ	to be slow
Kess beKess	ቀስ፡ በቀስ	gradually, step by step
Keste dammena	ቀስተ፡ ዳመና	rainbow
Ketr	ቀኛር	noon
Ketero	ቀጠሮ	appointment
KeTKaC	ቀጥቀጥ	blacksmith
KeTTa - meKTat	ቀጣ - መቅጣኝ	to punish
KeTTele - meKeTTel	ቀጠክ - መቀጠክ	to continue, to add, to connect
KeTTere - meKTer	ቀጠረ - መቅጠር	to hire, to reach an appointment
KeTTilo	ቀጥኮ	next
KeTTlta	ቀጥታ	straight
Keyy	ቀይ	red
Keyydama	ቀይ፡ ዳማ	brown
Keyyere - meKeyyer	ቀየረ - መቀየር	to change
Keyyinnet	ቀይነት	readness
KezəKKəzə - meKəzKəz	ቀዘቀዘ - መቀዝቀዝ	to be cold
KəzKazza	ቀዝቀዘ	cold
Kəzzəfə - meKzef	ቀዘፈ - መቅዘፍ	to row
Kil	ቂክ	fool, stupid
Kim	ቂግሀ	grudge
KiTTiñ	ቂጥኝ	syphilis
Kibe	ቅቤ	butter
Kidame	ቅዳሜ	Saturday
Kiddus	ቅዱስ	holy, saint
Kimal	ቅማክ	louse
Kin	ቅን	kind, honest, just, straightforward
Kinat	ቅናኝ	envy
Kininnet	ቅንነት	sincerity
Kinnaš	ቅናሽ	discount
Kinnaš madreg	ቅናሽ፡ ማድረግ	to give a discount

BASIC COURSE

Kiññ	ቅኝ	colonial
Kiññ ager	ቅኝ፡ ክገር	colony
Kırb	ቅርብ	near
KırınCaf / KrinCaf	ቅርንጫፍ	branch
KırS	ቅርፍ	form, shape
KıTat	ቅጣት	punishment, fine
Kitel	ቅጠክ	leaf
Koda	ቅዳ	hide, skin
Koffere - meKoffer	ቅፈረ - መቅፈር	to dig
Kolla	ቅካ	low land
Kollefe - meKollef	ቅከፈ - መቅከፍ	to lock
Kollele - meKollel	ቅከክ - መቅከክ	to pile
Kome - meKom	ቅመ - መቅም	to stand
Konjo	ቅንጅ	pretty, nice
Konsil	ቅንጲክ	consul
Konsilinnet	ቅንጲክነት	consulate
KorKorro	ቅርቅር	tin, zinc, can
KorreTe - meKuret	ቅረጠ - መቅረጥ	to divide, to cut
Kossele - meKusel	ቅሰክ - መቅሰክ	to be wounded
Košasa	ቅሻሻ	dirt, dirty
Koššeše - meKoššes	ቅሻሻ - መቅሻሻ	to get dirty
KoTTebe - meKoTTeb	ቅጠብ - መቅጠብ	to save, to economize
KoTere - meKuTer	ቅጠረ - መቅጠረ	to count
Koyye - meKoyyet	ቅዖ - መቅዖት	to stay, to wait, to be delayed
KuCC malet	ቅጭ፡ ማከት	to sit down
Kulf	ቁክፍ	key, lock, button
KulKulet	ቁክቁክት	slope, downhill
Kum neger	ቁም፡ ነገር	importance, serious thing
Kumnegereñña	ቁም፡ ነገረኛ	important, serious
Kum saTin	ቁም፡ ጎጥን	cupboard
Kumet	ቁመት	height, length
KumTinna	ቁምጥንጥን	leprosy

KuniCCa	ቁገጫ	flea
Kura	ቁራ	crow
Kurbet	ቁርብኝ	hide
KurraC	ቁራጭ	piece
Kurs	ቁርብ	breakfast
KurTmat	ቁርጥጣኝ	rheumatism
Kusil	ቁብክ	wound
KuTir	ቁጥር	number, mathematics
KuTKwəTto	ቁጥረጦ	shrub, bush
KuTTa	ቁጣ	anger
KwanKwa	ቋጥቋ	language
KwaTiñ	ቋጥኝ	rock
<u>l</u>		
lab	ካብ	sweat, perspiration, effort, endeavor
laba	ካባ	feather
lake - melak	ካባ - መካባ	to send
lake - melaK	ካቀ - መካቅ	to surpass, to excel
lam	ካፀ	cow
lase - melas	ካሐ - መካሐ	to lick
lastik	ካስቲክ	rubber
leba	ኬባ	thief
lela	ኬካ	other
lelit / let	ኬኪኝ/ኬኝ	night
letir	ኬኝር	litre
lebbese - mebbes	ክበሐ - መክበሐ	to wear, to dress, to put on
leffa - melfat	ክፋ - መክፋኝ	to strive, to work hard
lefellefe - meleflef	ክፈክፈ - መክፍክፍ	to chatter
leggese - melegges	ክገሐ - መክገሐ	to be generous
lekka - melekkat	ክካ - መክካኝ	to measure
leKaKKeme - meleKaKem	ክቃቃመ - መክቃቃፀ	to pick here and there, to graze
leKKeKe - melKeK	ክቀቀ - መክቀቅ	to set free, to release

BASIC COURSE

leKKəmə - məlKəm	ከቀመ - መከቀም	to pick up
ləm	ከም	fertile
ləməhonu	ከመሆኑ	by the way
ləmɪn	ከምን	why, what for
ləmləm	ከምከም	fresh
ləmmada	ከማዳ	tamed
ləmmañ	ከማኛ	beggar
ləmmədə - məlməd	ከመዳ - መከመዳ	to get used to, to learn
ləmməne - mələmmən	ከመነ - መከመነ	to beg, to ask for a favor
ləslassa	ከሶሶሶ - መከሶሶሶ	smooth, soft
ləwwəTə - mələwwəT	ከወጠ - መከወጥ	to change
ləwɪT	ከወጥ	change, barter
ləyayye - mələyayyət	ከሥሥ - መከሥሥት	to sort out
ləyye - mələyyət	ከሥ - መከሥት	to separate
ləzza	ከዛ	charm
liK	ኪቅ	scholar
liKə mənber	ኪቅ፡ መገበር	chairman
listro	ኪሶትሮ	shoeshine boy
li 'ilt	ክዕክት	princess
li 'ul	ክዑክ	prince
libb	ክብ	heart
libb madrəg	ክብ፡ ማደረግ	to notice
libbam	ክገም	capable
libbə Kɪn	ክብ፡ ቅን	kind hearted
libs	ክብሰ	clothes
lidat	ክዳት	birth, birthday, Christmas
lij	ክጅ	child
lijagered	ክጅገረድ	girl, daughter
lijinnət	ክጅነት	childhood
likk	ክክ	correct
limad / lɪmd	ከማድ / ከምድ	custom, habit, practice
limat	ከማት	development
limimmid	ከምምድ	practice, exercise

AMHARIC

liyyu	ኮቶ	different, special
liyyu liyyu	ኮቶ፡ ኮቶ	various
liyyunnet	ኮቶኅኅ	difference
lole	ኮሎ	servant
lomi	ኮሚ	lemon
<u>m</u>		
ma 'zen	መዓዘን	corner
mabettēriya	ማበጠጫ	comb
maderiya	ማዳሪያ	place to spend the night; occupation, profession
mado	ማዶ	across
madreša	ማዳሪሻ	something to carry things with
magist	ማግስት	next day
mahiber	ማኅበር	society, association
makseñño	ማኅሐኛ	Tuesday
maKomiya	ማቅሚያ	station, stop
yemekina maKomiya	የመኪና ማቅሚያ	garage
maKrebiya	ማቅረቢያ	something to offer things with
male - memal	ማክ - መማክ	to swear
maleda	ማክዳ	early morning
malefiya	ማክፊያ	nice, fine; tunnel, passage
malet	ማክቶ	that's to say
mamelkeca	ማመክኑቻ	application
mammelaleša	ማመካከሻ	transportation
yemammelalešanna	የማመካከሻና የመገናኛ	Ministry of Transportation
yemeggenañña minister	ሚኒስትር	and Communication
man	ማን	who
man libel	ማን፡ ክብክ	who is it! What's your name?
mankiya	ማንኒያ	spoon
mannim	ማንም	nobody, no one, any one
mannaccewim / manniññawim	ማንኛውም / ማንኛውም	each, any, everyone

BASIC COURSE

mar	ማር	honey
mare - memar	ማረ - መማር	to have mercy, to forgive, to pardon
marefiyabet	ማረፊያ፡ ቤት	living room
marreke - memarek	ማረገገ - መማረገገ	to capture
masallefiya	ማሰከፊያ	passage
masero	ማሰር	pot
mastawəša	ማስተወኛ	souvenir
mata	ማተ	evening
maTTariya	ማጣሪያ	filter
mazoriya	ማዘሪያ	operator
meda	ሜዳ	field
məbrat	መብራት	lamp
məbrək	መብረቅ	lightning
məbt	መብት	right (n)
mec / məce	መቸ/መቻ	when
məCCawəca	መጫወቻ	toy, game, play
məCCawəca meda	መጫወቻ፡ ሜዳ	playground
məCerreša	መጨረሻ	end, last
medab	መዳብ	copper
mədəbbır	መዳብር	store, shop
medəderiya	መዳርዳሪያ	shelf
medhanit	መዳኃኒት	drug, medicine
medoša	መዳኛ	hammer
megaz	መጋዝ	saw
megazen	መጋዘን	warehouse
məgbiya	መገቢያ	entrance
məgleCa	መግለጫ	explanation
məggabit	መጋቢት	July
məggareja	መጋረጃ	curtain
məggebe - məmeggəb	መገገ - መመገገ	to feed
məggenafña	መገናኛ	communication
məhal	መከላ	center, middle

mehandis	መሐንዲስ	engineer
mehandisinnēt	መሐንዲስነት	engineering
meharreb	መሐረብ	handkerchief
məjəmmeriya	መጀመሪያ	beginning, first
məkakkəl	መካከል	between, among
məkakkeleñña	መካከላዊ	medium, average
məkdeñña	መክላፍ	lid
məkera	መክራ	trouble, calamity, misfortune
məkfəca	መክፊቻ	opener, key
məkina	መኪና	automobile
məkina səfi	መኪና ሰፊ	tailor
məkina səfibt	መኪና ሰፊ ለት	tailor's shop
məkkəlakeya	መክካክያ	defense
yeməkkəlakeya minister	የመክካክያ ሚኒስቴር	Ministry of Defense
məkkərə - məmker	መክረ - መምክር	to advise
məkkete - məmekket	መክተ - መመክት	to protect, to defend, to guard
məkkonin	መክጐን	officer
məkwaniṅt	መጋንንት	dignitary, gentlemen
məKabir	መቃብር	grave, graveyard
məKKəCa	መቀጫ	penalty, fine
məKKəmeCa	መቀመጫ	seat
məKəs	መቀሰ	scissors
məKomiya	መቆሚያ	stop, station
awtobus məKomiya	የሠቆሚያ መቆሚያ	bus stop
məlakt / məlikt	መከክት / መክክት	message
məlakteñña / məlikteñña	መከክተኛ / መክክተኛ	representative
məlaTa	መካጣ	bald
mələkkiya	መክኪያ	shot-glass
məlikteñña / məlakteñña	መክክተኛ / መክክተኛ	representative
məlk	መክክ	color, looks, appearance
məlk Tifu	መክክ፡ ጥፋ	ugly
məlkam	መክክም	fine, good, well

BASIC COURSE

melkeKenna	መከን፡ቀና	beautiful
mella	መካ	entire
bemella	በመካ	entirely
mellese - memelles	መከሰ - መመከሰ	to return, to take back, to refund; to answer
mels	መከሰ	answer
mēmhir	መምህር	teacher
mēmriya	መምሪያ	guidance
yehigg mēmriya	የሕግ፡ መምሪያ	House of Representatives
mēnder	መንደር	village
mēnderin	መንደሪያ	tangerine
mēneCCe - mēmēnCet	መነጭ - መመነጭት	to emerge, to originate, to spring
mēnekuse / melekuse	መነኩሴ / መከነኩሴ	monk
mēneSSir	መነድር	eyeglasses
mēnezazzere - mēmēnezazər	መነዛዚ - መመነዛዚር	to change money into bills of various denominations
mēnezzere - mēmēnzer	መነዘረ - መመነዘር	to change money, to cash
mēnfes	መንፈስ	spirit
yegale mēnfes	የጋላ፡ መንፈስ	enthusiasm
mēnfesawi	መንፈሳዊ	spiritual, religious
mēnga	መንጋ	flock, herd
mēngaga	መንጋጋ	jaw
mēngəd	መንገድ	road, street
mēngədəñña	መንገዳኛ	traveler, passer by
mēngist	መንግሥት	government
mēnkorakur	መንኮራኩር	wheel, vehicle
mēnafēša	መናፊሻ	window, park
mēnoriya	መናሪያ	residence
mēnoriyabet	መናሪያ፡ ቤት	home
mēnta	መንታ	twin
mēññita	መንኛታ	sleep
mēññitabet	መንኛታ፡ ቤት	bedroom
mērara	መራራ	bitter

merarra - memerarat	መራራ - መመራራት	to lead one by one
meret	መሬት	earth, land
merēb	መረብ	net
merēmmere - memērmēr	መረመረ - መመርመር	to examine, to investigate
mērfē	መርፌ	needle
mēri	መሪ	leader, guide
mēri tizaz	መሪ፡ ትዛዝ	instructions
merja	መርኝ	relief
merkeb	መርክብ	ship
merkēbēñña	መርክብኛ	sailor
merra - memrat	መራ - መምራት	to guide, to lead
mērrēkē - memērrēk	መረቀ - መመረቀ	to bless
mērrere - memrer	መረረ - መምረረ	to be bitter
mērrētē - memrēt	መረጠ - መምረጥ	to choose, to select, to prefer
merz	መርዝ	poison
mesafint	መሰፍንት	aristocrats
mesekkere - memesker	መሰክረ - መመሰክረ	to testify
meseret	መሠረት	foundation
meseret (be-....)	መሠረት (በ...)	according to
meseretawi	መሠረታዊ	basic
mesfin	መስፍን	prince
mesgid	መስጊድ	mosque
mesk	መስክ	meadow
meskerem	መስከረም	September
meskob / russiya	መስከረብ / ሩሲያ	Russia
meskobiñña	መስከረብኛ	Russian (language)
meskot	መስኮት	window
mesKēl	መስቀል	cross
mesmer	መስመር	line
mesno	መስኖ	irrigation, canal
mesriya	መሣሪያ	tool
mesriyabet	መሥሪያ. ቤት	office, department

BASIC COURSE

məssariya	መሣሪያ	equipment, instrument
məssele - məmsel	መስክ - መምስክ	to seem, to think
məSihaf	መድሐፍ	book
məSihafbet / betəməSahift	መድሐፍ፡ ቤት / ቤተ-መድሐፍት	library
məSihaf(ə) Kiddus	መድሐፍ፡ ቅዱስ	Bible
məšše - məmšet	መሻ - መምሻት	to become evening
metekkeža	መተካካ	something to keep one busy
meto	መቶ	hundred
bəmeto / kəmeto	በመቶ / ካመቶ	percent
metta - məmtat	መታ - መምታት	to hit, to beat
mettasəbiya	መታሰቢያ	souvenir, gift, memorial
mettaTəbiyabet	መታጠቢያ፡ ቤት	washroom
mettawəKiya	መታወቂያ	identification
yəmettawəKiya wərəKet	የመታወቂያ፡ ወረቀት	identification card
mettelalefiya	መታካካሌያ	passage
məTəCCa	መጠጫ	cup
məTfo	መጥፎ	bad
məTen	መጠን	size, amount, quantity
bə-... məTen	በ-... መጠን	according to
məTənəñña	መጠነኛ	average
məTəTT	መጠጥ	drink
məTlələKləK	መጥከቅከቅ	flood
məTregiya	መጥረጊያ	broom
məTTa - məmTat	መጣ - መምጣት	to come
məTTəleya	መጠከያ	shelter
məwCa	መውጫ	exit
məwəsseñña	መወሰኛ	delimitation
yehigg məwəsseña	የሕግ፡ መወሰኛ	Senate
məwəCo	መዋጮ	contribution
məzəggəbe - məmezgeb	መዘገበ - መመዘገብ	to record, to register
məzgiya	መዝጊያ	door
məzzəne - məmezzən	መዘነ - መመዘን	to weigh
mido	ሚያ	comb

AMHARIC

miliyon	ሚሊዮን	million
minister	ሚኒስቴር	Ministry
ministr	ሚኒስትር	minister
mist	ሚስት	wife
missiyon	ሚሰዮን	mission
miyaw malet	ሚያው፡ ማከት	to mew
miyaziya	ሚያዝያ	August
mizan	ሚዛን	balance, scale
m1'raf	ግዕድሬፍ	chapter
m1'rab / mirab	ግዕድሬብ	west
miccu	ግዕፍ	comfortable, convenient, favorable
midijja	ግዕድጅ	fireplace, oven
midir	ግዕድር	earth, ground
midirbet	ግዕድር፡ ሴት	ground floor
midrə beda	ግዕድር፡ ብዳ	desert
migib / mign	ግዕግብ	food
migibbet	ግዕግብ፡ ሴት	dining room, restaurant
mihret	ግዕህረት	pardon, mercy
amete mihret	ዓመተ፡ ግዕህረት	A.D.
mikir	ግዕገር	advice
mikirbet	ግዕገር፡ ሴት	parliament
yeministroc mikirbet	የሚኒስቴሮች፡ ግዕገር፡ ሴት	Council of Ministers
mikittil	ግዕገትክ	deputy, assistant
mikittil ministr	ግዕገትክ፡ ሚኒስትር	deputy minister
mikniyat	ግዕገንያት	reason
milaCC	ግዕገጭ	razor
milas	ግዕገሰ	tongue
milikkit	ግዕገክት	sign, mark
min / mindin	ግዕገ / ግዕገድን	what
min yahil	ግዕገ፡ ያህክ	how much
minalbat	ግዕገክገት	perhaps, maybe
minC	ግዕገጭ	source, stream, origin

BASIC COURSE

minilik	ምደ ከክ	Menelik
minimm	ምንም	nothing
minimm alil	ምንም፡ ክከክ	all right
minimm aydēl	ምንም፡ ክይይክ	not at all
minimm inkwan	ምንም፡ ክንኒን	although
minizzari	ምንዛሪ	small change
minTaf	ምንጣፍ	rug, carpet
miññot	ምኞት	desire, wish
mirat	ምሌት	daughter-in-law
mirCa	ምርጫ	vote, election, selection
mirmēra	ምርመራ	research, investigation
mirriKat	ምርቃት	blessing, graduation
mirt	ምርት	harvest, yield
misa	ምሳ	lunch
misgana	ምስጋና	thanks
misikkir	ምስክር	witness
mismar	ምስማር	nail
misosso	ምሱሶ	pillar
misraK	ምሥራቅ	east
missale	ምሳሌ	example
lēmīssale	ከምሳሌ	for example
misTir	ምሥጢር	secret
miSiwat	ምድቀት	alms
miSiwwa	ምድቀ	Massawa (port of)
miššit	ምሽት	evening
mokkēre - memokkēre	ምክረ - መምክር	to try
moKē-memoK	ምቀ - መምቀ	to get warm
molla - memulat	ምካ - መሙካት	to fill
moññ	ምን	fool, stupid
mot	ምት	death
mote - memot	ምተ - መምት	to die
moter	ምተር	engine
mukkēra	ሙክራ	trial

AMHARIC

muK	ሙቅ	hot, warm
muKet	ሙቅት	warmth
mulu	ሙኩ	full, complete, entire
bemulu	በሙኩ	fully, completely, entirely
muširra	ሙሽራ	bride <u>or</u> bridegroom
mut	ሙት	surely
muz	ሙዝ	banana
muzika	ሙዚቃ	music
<u>n</u>		
naKə menaK	ነቃ - መንቃት	to neglect, to despise
nass	ናሽ	brass, bronze
nebelbel	ነበበገገ	flame
nebiyy	ነቢይ	prophet
nebir	ነባር	leopard
neCC	ነጭ	white
neCC šinkurt	ነጭ፡ ሸንጎርት	garlic
nedda - mendat	ነዳ - መንዳት	to drive
neddede - mended	ነዳዳ - መንዳዳ	to burn
neddefe - mended	ነዳፈ - መንዳፍ	to sting
neffa - menfat	ነፋ - መንፋት	to inflate
nefs	ነፍስ	soul
nefse Tur	ነፍሱ፡ ጡር	pregnant
nefse geday	ነፍሱ፡ ገዳይ	murderer
negaggere - menegager	ነገረ - መንገር	to tell bit by bit
nege	ነገ	tomorrow
kenege wediya	ነገገ፡ ወዲያ	day after tomorrow
neged	ነገድ	tribe
neger	ነገር	thing, object
negergin	ነገግር	but
negga - mengat	ነገ - መንገት	to dawn
neggade	ነገዶ	merchant
neggede - menegged	ነገዳ - መንገዳ	to trade

BASIC COURSE

neggere - menger	ነገረ-መገገር	to tell
neggese - menges	ነገሠ-መገገሠ	to reign
negedgwad	ነገዳጌዳጌ	thunder
nehase	ነሐሴ	December
neji	ነጅ	driver
nekka - menkat	ነገ-መገገት	to touch
nekkese - menkes	ነገሰ-መገገሰ	to bite
neKa - menKat	ነቀ-መገቀት	to wake up (intr.)
neKenneKe - meneKneK	ነቀነቀ-መገቀነቀ	to shake
neKKefe - menKef	ነቀረ-መገቀረ	to criticize
neSa	ነዳ	free
neSa mawTat	ነዳ-መውጣት	to free
neSannet	ነዳነት	freedom
neTela	ነጠካ	single
neTTeKe - menTeK	ነጠቀ-መገጠቀ	to snatch
newari	ነዋሪ	citizen
newir	ነውር	shame, disgrace
nibab	ንገብ	reading
nibret	ንገረት	property
nidad	ንዳዳ	fever, malaria
niddet	ንድት	anger
nifas	ንፋስ	wind
nifrig	ንፏግ	stingy, miser
nigd	ንግድ	commerce
yenigdinna yendustri minister	የንግድና፡ የኢንዱስትሪ፡ ሚኒስትር	Ministry of Commerce and Industry
nigiggr	ንግግር	speech, conversation
nigist	ንግሥት	queen
nigus	ንገሠ	king
niguse negest	ንገሠ፡ ነገሥት	emperor
niku	ንቁ	alert, active
nlsr	ንሰር	eagle
nlsuh	ንዱህ	clean

AMHARIC

nore - menor	ዓረ-መኖር	to exist, to live, to be
nug	ኑግ	black seed
nuro	ኑሮ	life
<u>o</u>		
ortodoks	ኦርቶዶክስ	Orthodox
<u>p</u>		
papaya	ፓፓያ	papaya
parlama	ፓርላማ	parliament
pastašutta	ፓስታ-ሹታ	macaroni
poletik	ፖሊቲክ	political science
poletika	ፖሊቲካ	politics, policy
polis	ፖሊስ	police, policeman
posta	ፓስታ	mail, envelope
postabet	ፓስታ-ቤት	post office
yeposta yetelegrafınna	የፓስታ-የተኪግራፍ-ፍ	Ministry of Post Telegraph and Telephone
yetelefon minister	የተኪፎን-ሚኒስቴር	
prezidant	ፕሬዚዳንት	president
program	ፕሮግራም	program
protestant	ፕሮቴስታንት	Protestant
protokol	ፕሮቶኮል	Protocol
<u>P</u>		
Pagume	ዳጉሜ	thirteenth month (5 days) of the Ethiopian Calendar
<u>r</u>		
rab	ራብ	hunger
rabe - merab	ራብ-መራብ	to cause hunger
raKe - meraK	ራቀ-መራቅ	to be distant, to be far
raKK bilo	ራቅ-ብሎ	far
raKut	ራቂት	naked
rapor	ራፖርት	report
rarra - merarat	ራራ-መራራት	to pity

BASIC COURSE

ras	ሬሰ	head, chief, self
rase bera	ሬሰ፡ ቦሬ	bald
rasge	ሬሰጌ	upper part, at the head of
rasKil	ሬሰ፡ ቅስ	skull
rasun yocale	ሬሱን፡ የቻከ	independent, separate, self sufficient
rat	ሬቻ	dinner
resa	ሬሰ	corpse
rebu / rob	ሬቡ / ሮብ	Wednesday
reCCe - merCet	ሬጫ - መርጫቸ	to sprinkle
redda - merdat	ሬዳ - መርዳቸ	to help
reft	ሬፍቸ	rest
reged (b(e)-...)	ሬገድ (ቡ...)	in regard to
reggeme - mergem	ሬገመ - መርገም	to curse
reggeTe - mergeT	ሬገጠ - መርገጥ	to step on, to stamp, to kick
regreg	ሬገሬግ	march, swamp
rejJim	ሬጅም	tall, long
rekkese - merkes	ሬክሱ - መርክሱ	to be cheap
ressa - mersat	ሬሱ - መርሱቸ	to forget
retta - mertat	ሬቲ - መርቲቸ	to win a case (in court)
reTTebe - merTeb	ሬጠቡ - መርጠብ	to be wet, moist, humid
rezzeme - merzem	ሬዘመ - መርዘም	to be tall, to be long
riKet	ርቀቸ	distance
rikkaš	ርካሽ	cheap
rist	ርሱቸ	inherited land
rizmet	ርዝመቸ	length
roman	ሮማን	pomegranate
roTe - meroT	ሮጠ - መሮጥ	to run
rub	ሩብ	quarter
ruK	ሩቅ	far
russiya / meskob	ሩሲያ / መስኮብ	Russia
<u>s</u>		
sabe - mesab	ሳቡ - መሳብ	to drag
sahin	ሳህን	dish, plate

AMHARIC

saKe - mesak	ሰቀ - መሰቀ	to laugh
sal	ሰከ	cough
sale - mesal	ሰከ - መሰከ	to cough; to sharpen
samba	ሰምገ	lung
same - mesam	ሰመ - መሰመ	to kiss
samrint	ሰምንት	week
yallefew sammint	ያከፈው፡ ሰምንት	last week
yemmimeTaw sammint	የሚመጣው፡ ሰምንት	next week
yezare sammint	የዛሬ፡ ሰምንት	a week from today
samuna	ሰሙና	soap
sanKa	ሰንቃ	board, plank
santim	ሰንቲም	cent
sar	ሰር	grass
sate - mesat	ሰተ - መሰተ	to miss (to fail to hit)
saTin	ሰጥን	box
sayins	ሰይንስ	science
set	ሰት	female, woman
setiyyo	ሰትዮ	woman
seat	ሰዓት	hour, watch, clock
keseat behwala	ክሰዓት፡ በኋላ	afternoon
keseat befit	ክሰዓት፡ በፊት	forenoon
seba	ሰገ	seventy
sebatt	ሰገት	seven
sebbeke - mesbek	ሰበቀ - መሰበቀ	to preach
sebbere - mesber	ሰበረ - መሰበረ	to break
sebessebe - mesebsəb	ሰበሰበ - መሰበሰቡ	to gather
səddəbə - məsdeb	ሰደበ - መሰደበ	to scold, to abuse, to insult
sefer	ሰፍር	vicinity, locality, camp
seffa - mesfat	ሰፋ - መሰፋት	to sew; to extend
seffere - mesfer	ሰፈረ - መሰፈረ	to measure, to camp
seffi	ሰፊ	wide, extensive
sefi / libs sefi/ məkina sefi	ሰፊ/ከተማ፡ ሰፊ/መገናኛ፡ ሰፊ	tailor

BASIC COURSE

segerabet	ሰገራ ቤት	toilets
segga - mesgat	ሰጋ - መሰጋት	to worry
seggede - mesged	ሰገድ - መሰገድ	to worship
sekkaram	ሰገራም	drunkard
sekkere - mesker	ሰገራ - መሰገር	to get drunk
seKKele - mesKel	ሰቀክ - መሰቀክ	to hang
selam	ሰካም	peace
selamawi	ሰካማዊ	peaceful
selamta	ሰካምታ	greetings
selamta mudreg	ሰካምታ፡ ማደረግ	to greet
selasa	ሰካሳ	thirty
selaTa	ሰካጣ	salad, lettuce
seleda	ሰኪካ	schedule, board
selecece - meseleet	ሰከቶ - መሰከቶት	to be bored, to be disgusted
seleTTene - meselTer	ሠክጠኛ - መሠክጠኛ	to be civilized
self	ሰከፍ	parade
sellay	ሰካይ	spy
sellele - mesellel	ሰከከ - መሰከከ	to spy
sem	ሰም	wax
sema madreg	ሰማ፡ ማደረግ	to overhear
semaniya	ሰማገጽ	eighty
semay	ሰማይ	sky
semayawi	ሰማያዊ	blue
semen	ሰማን	north
semi	ሰማ	listener
semma - mesmat	ሰማ - መሰማት	to hear, to listen
semmeTe - mesmeT	ሰመጠ - መሰመጥ	to drown
semon (bezzih...)	ሰምን (በዚህ...)	one of these days
sendeK alama	ሰንደቅ፡ ዳካማ	flag
senebbete - mesenbet	ሰንበተ - መሰንበት	to spend a few days
sene	ሰኔ	October
senef	ሰነፍ	lazy, idle

AMHARIC

seneTTeKe - mesenTeK	ሰገጠቀ - መሰገጠቀ	to split
senTi	ሰገጠ	pocket knife
señño	ሰኞ	Monday
serawit	ሠራዊት	troop, army
yepolis serawit	የፖሊስ ሠራዊት	police force
yeTor serawit	የጦር ሠራዊት	army
serg	ሠርግ	wedding
serra - mesrat	ሠራ - መሠራት	to do, to build, to make
serrateñña	ሠራተኛ	worker, employee
serreKe - mesreK	ሰረቀ - መሰረቀ	to steal, to rob
serreze - meserrez	ሰረዘ - መሰረዘ	to cancel, to delete
setTe - mesTet	ሰጠ - መሰጠት	to give
setTeme - mestem	ሰጠመ - መሰጠም	to drown
sew	ሰው	person, man
sewinnet	ሰውነት	body
sewlyye	ሰውዬ	man
seyf	ሰይፍ	sword
seyTan	ሰይጣን	devil
sidamo	ሲዳሞ	Sidamo (province of)
sijara	ሲጃራ	cigarette
yesijara meterkoša	የሲጃራ መተርጎሻ	ash-tray
sinima	ሲኒማ	movie
sinimabet	ሲኒማ ቤት	movie theatre
siso	ሲሶ	one third
sib	ሰብ	fat (adj.)
sibbir madreg	ሰብር፡ መጥፋት	to break completely

BASIC COURSE

sibirbırr madræg	ከብርብር: ግዳሪግ	to break into pieces
sibseba	ስብሰባ	assembly
siddetefña	ስደተኛ	refugee
siddist	ስድስት	six
sıdib	ስደብ	insult
sıfat	ስፋት	size, width, area
sıfra	ሠፍራ	place, position, situation
sıga	ሥጋ	meat
sıhtet / sıtet	ስህተት / ስተት	mistake, error
sıkwar	ስጌር	sugar
sile	ስከ	about, since, because
sılıTTane	ሠህጣኔ	civilization, progress
silk	ስኮክ	telephone
silk medewwel	ስኮክ: መደወክ	to telephone
sılTan	ሠህጣን	authority
sım	ስም	name
sımeTıru	ስመ: ጥሩ	famous
sımımmınnet	ስምምነት	agreement
sımmınt	ስምንት	eight
sınde	ስንድ	wheat
sınesırat	ሠነ: ሠርዓት	procedure, routine
sıneTebeb	ሠነ: ጥበብ	fine arts
sını	ስኒ	cup
sınK	ስንቅ	provisions
sınt	ስንት	how much, how many
sınzır	ስንዝር	span (measure)
sır (b(e)-...)	ሠር (ብ...)	under
sıra	ሠራ	work, job
sıra askıyaj	ሠራ: ከስጌያዩ	manager, director
yesıra minister	የሠራ: ግዴታ ግብር	Ministry of Public Works
sırafet	ሠራ: ራት	unemployed, loafer
sıs	ስስ	thin, light

AMHARIC

sissa / silsa	ስሳ/ስሳሳ	sixty
sissitam	ስስተም	stingy, greedy, miser
sitet / sihitet	ስተት/ስህተት	error, mistake
sITota	ስጦታ	gift, present
sIwasIW	ስዋስው	grammar
sost	ሦስት	three
suf	ሱፍ	wool; sunflower
suK	ሱቅ	store
surri	ሱፊ	trousers
swizerland	ስዊስሮሳንድ	Switzerland
<u>S</u>		
SadIK	ዳድቅ	righteous, just
Saff madreg	ዳፍ፡ ማድረግ	to jet down
Safe - meSaf	ዳፊ - መዳፍ	to write
SaSafe - meSaSaf	ዳዳፊ - መዳዳፍ	to scribble
Seddey	ዳዳይ	Spring
Segur	ፀጉር	hair
Segur astekakay / Sigur KuraC	{ ፀጉር፡ ክስተገገይ ፀጉር፡ ቅሬታ	barber
Sehafi	ዳሐፊ	secretary
Sehay	ዳሐይ	sun
Selleye - meSelley	ዳከየ - መዳከይ	to pray
Selot	ዳከት	prayer
SeSet	ዳዳት	remorse, regret
SeTTIta	ዳጥታ	silence, quietness
Seyyaf	ዳያፍ	improper, offensive
SIdK	ዳድቅ	righteousness
Siggereda	ዳጌረኛ	rose
Sihifet	ዳሕፊት	writing
yeSihifet minister	የዳሕፊት፡ ሚኒስትር	Ministry of the Pen
Sihuf	ዳሐፍ	document
Som / Tom	ዳም/ጠም	lenten, fast (n.)
Some - meSom	ዳመ - መዳም	to fast

BASIC COURSE

<u>š</u>		
šama	ሻጣ	candle
šare - mešar	ሻራ - መሻር	to discharge, to remove from office
šas	ሻሻ	veil, muslin
šasaTe - mešasaT	ሻጠ - መሻጥ	to sell now and then
šay	ሻይ	tea
šebbetē - mešebbet	ሻበተ - መሻበት	to get old, to become gray, to get stale
šeffene - mešeffen	ሻፊነ - መሻፊን	to cover
šeffete - mešeffet	ሻፊተ - መሻፊት	to revolt
šekara	ሻጎራ	rough
šekim	ሻክም	load
šekla	ሻክካ	pottery; phonograph record
šekəT	ሻቀጥ	merchandise
šekKeTe - mešekKeT	ሻቀጠ - መሻቀጥ	to retail, to peddle
šeleKo	ሻከቆ	valley
šelleme - mešellem	ሻከመ - መሻከም	to award, to decorate
šembəKko	ሻምበቆ	reed
šeməggele - mešemgel	ሻመገሎ - መሻምገሎ	to get old
šemiz	ሻሚዝ	shirt
šemma	ሻማ	robe, Ethiopian national dress
šengo	ሻንጎ	meeting, assembly
šenkarageda	ሻንካራገዳ	sugar cane
šəñña - mešəññet	ሻን - መሻንት	to see off, to accompany
šerərit	ሻረሪት	spider
šerik	ሻሪክ	partner
šəšše - mešəš	ሻሻ - መሻሻ	to escape
šəššəge - mešəššeg	ሻሻገ - መሻሻግ	to hide
šeTe - mešeT	ሻጠ - መሻጥ	to sell
šewa	ሻዋ	Shoa (province of)
ši / ših	ሻ / ሻህ	thousand
šiba	ሻባ	paralytic

šibet	ሸበት	grey hair
šibbir	ሸበር	revolt, riot
šibo	ሸቦ	wire
šifan	ሸፋን	cover
šifta	ሸፍታ	bandit, outlaw
šigguT	ሸጉጥ	pistol
šillimat	ሸሐማቶ	prize, reward
šinkurt	ሸንኑርት	onion
šintbet	ሸንት፡ፊት	toilets
širka	ሸርካ	partner
širrišir	ሸርሸር	walk
šitta	ሸታ	scent, smell, aroma
šitto	ሸቶ	perfume
šiyyaC	ሸያላ	sale
šome - mešom	ሸመ - መሸም	to appoint
šorba	ሸርግ	soup
šukka	ሸኅ	fork
šul	ሸሐ	sharp (point)
šum	ሸም	chief, head
šumamint	ሸማሞንት	officials, executives
šumet	ሸመት	appointment
šurrab	ሸራብ	pull-over
yegir šurrab	የግር፡ ሸራብ	socks, stockings
yejj šurrab	የጅ፡ ሸራብ	gloves
yegela šurrab	የገኅ፡ ሸራብ	sweater
<u>t</u>		
tacc (b(e)-...)	ታኛ (በ-...)	under, below
taCCe-mettaCet	ታጩ - መታጩት	to be engaged
taddelē - mettadēl	ታዳሐ - መታዳሐ	to be distributed, to be lucky, to be fortunate
taddesē - mettades	ታዳሐ - መታዳሐ	to be repaired, renewed
tadiya	ታዲያ	then

BASIC COURSE

taggele - mettagel	ታገክ - መታገክ	to wrestle
taggese - mettages	ታገሰ - መታገሰ	to have patience
tahisas	ታህሳስ	April
takkeme - mettakem	ታገመ - መታገመ	to be treated
taksi	ታክሲ	taxi
taKKede - mettaked	ታቀዳ - መታቀዳ	to be planned, projected, proposed
talallaK sewoc	ታካካቅ፡ ሰዎች	prominent people
tallaK	ታካቅ	great
tammir	ታምር	miracle
tammañ	ታማኝ	honest, loyal, reliable
tammaññinnet	ታማኝነት	honesty
tammeme - mettamem	ታመመ - መታመመ	to be sick, to become ill
tammene - mettamen	ታመነ - መታመነ	to be believed
tarik	ታሪክ	history
tarikawi	ታሪካዊ	historical
tassebe - mettaseb	ታሰበ - መታሰበ	to be thought, to be supposed to
taTTebe - mettaTeb	ታጠበ - መታጠበ	to wash oneself
tawweKe - mettaweK	ታወቀ - መታወቀ	to be known
tayye - mettayet	ታየ - መታየ	to be seen, to appear
tazzaž	ታዛኝ	obedient
tazzeze - mettazez	ታዘዘ - መታዘዘ	to obey
tembr	ቲምፕል	stamp
tebabale - mebbabal	ታገገኩ - መገገኩ	to say to each other; to fight
tebabbere - mettebaber	ታገበረ - መታገበረ	to be united
yetebabberew yamerika mengist	የታገበረው፡ የሚሪካ፡ መንግሥት	U.S.A.
yetebabberut mengistat	የታገበረች፡ መንግሥታት	U.N.
tebale - mebbal	ታገከ - መገከ	to be said
tebbedere - mebbeder	ታበደረ - መበደር	to borrow (money)
tebejje - mebbejet	ታበደ - መበደት	to be made
tebella - mebbelat	ታበካ - መበካት	to be eaten

AMHARIC

tebesaCCe - mebbesaCet	ተበሳጫ - መበሳጫት	to be annoyed
tecale - meccal	ተቻከ - መቻከ	to be possible
tecaggere - meccager	ተጽገረ - መጽገር	to have difficulty, problem, to be in trouble
teCaCCe - metteCaCet	ተጣጩ - መተጣጩት	to become engaged
teCawac	ተጣዎቻ	player, sportsman; sociable
teCawwete - meCCawet	ተጣወተ - መጣወት	to play
teCese - meCCes	ተጩሰ - መጩሰ	to be smoked
teCewawwete - meCCewawet	ተጩዎወተ - መጩዎወት	to discuss
tedaddere - mettedader	ተዳደረ - መተዳደር	to be administred
tedeggefe - meddegef	ተዳገፈ - መዳገፍ	to lean
tedeggese - meddegese	ተዳገሰ - መዳገሰ	to be organized (a banquet)
tedeneggège - meddengeg	ተዳገገ - መዳገገ	to be decreed
tedeneKKere - meddenKer	ተዳገቀረ - መዳገቀር	to be stuck
tederrege - medderæg	ተዳረገ - መዳረግ	to be done
tedessete - meddeset	ተዳሰተ - መዳሰት	to be pleased, to be happy
tedla	ተደካ	pleasure
tefallege - meffaleg	ተፋከገ - መፋከግ	to look for each other
tefallese - meffales	ተፋከሰ - መፋከሰ	to be incompatible, to be in conflict
tefeKKede - meffeKed	ተፈቀደ - መፈቀድ	to be allowed
tefelallegu - meffelaleg	ተፈካከጉ - መፈካከግ	to look for each other repeatedly
tefellege - meffeleg	ተፈከገ - መፈከግ	to be wanted
teferarreme - mefferarrem	ተፈረረመ - መፈረረም	to sign (both parties)
tefeSSeme - meffesem	ተፈደመ - መፈደም	to be accomplished, carried out, completed
tefeTTere - meffeTer	ተፈጠረ - መፈጠር	to be created
teffa - metfat	ተፋ - መትፋት	to spit
tegabaz̃	ተጋገሻ	guest
tegabbeze	ተጋገዘ	to be invited
tegaCCe - meggaCet	ተጋጩ - መጋጩት	to collide
tegeTe - meggeT	ተጋጠ - መጋጥ	to be decorated
tegebba - meggebat	ተጋገ - መጋገት	to be married, to be necessary

BASIC COURSE

tegebi	ተገቢ	proper, appropriate
tegemmete - meggemet	ተገመተ - መገመት	to be estimated
tegenafñe - meggenañnet	ተገናኙ - መገናኘት	to meet
tegenezzebe - meggenezeb	ተገነዘበ - መገንዘብ	to recognize, to grasp, to understand, to remember
tegeññe - meggeñnet	ተገኘ - መገኘት	to be found
tegerreme - meggerem	ተገረመ - መገረም	to be surprised
tegezza - meggezat	ተገዛ - መገዛት	to be bought, to be ruled
tegga - metgat	ተገጋ - መገጋት	to be attentive
tegodda - meggodat	ተገዳ - መገዳት	to be hurt, damaged, harmed
tegwaze - meggawaz	ተገዛ - መገዛ	to travel
tejemma - mejjemer	ተጀመረ - መጀመር	to be started
tekade - mekkad	ተገዳ - መገዳ	to be denied
tekaffe - mekkafel	ተገፈከ - መገፈክ	to share
tekebbere - mekkeber	ተገበረ - መገበር	to be enforced, respected
tekefaffe - mekkefafel	ተገፋፈከ - መገፋፈክ	to share, to participate
tekefay	ተገፋፆ	participant
tekeffele - mekkefel	ተገፈከ - መገፈክ	to be divided, to be paid
tekeffete - mekkefet	ተገፈተ - መገፈት	to be open
tekelakkele - mekkelakel	ተገካገከ - መገካገክ	to defend
tekelakkele - mekkelkel	ተገከከከ - መገከከክ	to be prohibited
tekenawwene - mekkenawen	ተገናወነ - መገናወን	to be accomplished, to be successful
tekerakkere - mekkeraker	ተገጠረ - መገጠር	to bargain, to haggle, to argue
tekerayye - mekkerayet	ተገራየ - መገራየት	to rent
tekessa	ተገሰሸ	defendant
tekessese - mekkeses	ተገሰሰ - መገሰሰ	to be accused
tekettatele - mekketatel	ተገታተከ - መገታተክ	to pursue, to follow
tekettay	ተገታቶ	follower
tekettete - mekketel	ተገተከ - መገተክ	to follow
tekiyahede - mekkiyahed	ተገደረረ - መገደረደ	to administer, to manage, to direct
tekil	ተገከ	plant

təkka - mettekat	ተኅ - መተኅት	to substitute
təkkele - metkəl	ተኅኅ - መተኅኅ	to stick, to plant, to set
təkkəzə - metəkkəz	ተኅዘ - መተኅዘ	to be sad, depressed
təkkosə - metəkkos	ተኅሰ - መተኅሰ	to shoot, to fire; to iron
təkula	ተኅኅ	wolf
təKanna - məkKANat	ተቃሩ - መቃሩት	to become straight
təKarani	ተቃራኒ	opposite
təKaTTəle - məkKaTəl	ተቃጠኅ - መቃጠኅ	to burn
təKaTTərə - məkKaTər	ተቃጠረ - መቃጠር	to have an appointment
təKawwəmə - məkKawəm	ተቃወመ - መቃወም	to resist, to oppose
təKəbbay	ተቀገይ	one who receives
təKemmaCinnət	ተቀጣጥኅት	residence
təKənnəsə - məkKənəs	ተቀነሰ - መቀነሰ	to be reduced, diminished
təKərarrebe - məkKerareb	ተቀራረቡ - መቀራረቡ	to be close to each other
təKaTaTTərə - məkKeTaTər	ተቀጣጠረ - መቀጣጠር	to exchange appointments
təKəTTa - məkKeTat	ተቀጣ - መቀጣት	to be punished, to be fined
təKəTTəle - məkKeTəl	ተቀጠኅ - መቀጠኅ	to be continued, to be attached
təKmaT	ተቅጣጥ	diarrhea
təKome - məkKom	ተቆመ - መቆም	to begin or to end (chant in church)
təKoTaTTərə - məkKoTaTər	ተቆጣጠረ - መቆጣጠር	to supervise, to control, to be entangled
təKoTTa - məkKoTat	ተቆጣ - መቆጣት	to get angry
təKoTTərə - məkKoTər	ተቆጣጠረ - መቆጣጠር	to be counted, to be numerous
təKwaKwame - məkKwaKwam	ተቋቋመ - መቋቋም	to establish
telaCCə - mellaCət	ተካፎ - መካፎት	to shave (oneself)
təlake - mellak	ተካኅ - መካኅ	to be sent
təlalafi	ተካካፊ	contagious; transgressor
təlalafinnet	ተካካፊት	violation
təlalaki	ተካካኅ	messenger, office boy
təlallefe - mettəlaləf	ተካካፊ - መተካካፊ	to trespass, to contaminate, to pass by each other
təlba	ተኮገ	flax

BASIC COURSE

telebbese - mellebes	ተከበሰ - መከበሰ	to be dressed
telekka - mellekat	ተከገገ - መከገገ	to be measured
teleKKeKe - melleKeK	ተከቀቀ - መከቀቅ	to be set free
telemmede - mellemed	ተከመዘ - መከመዘ	to be accustomed, to be customary
telawaweTu - mellewaweT	ተከዋወተ - መከዋወጥ	to exchange
teleyayyu - melleyayet	ተከየየ - መከየየ	to part
teleyye - melleyet	ተከየ - መከየ	to be different
tëmakkerë - memmaker	ተመገረ - መመገር	to consult
tëmare - memmar	ተማረ - መማር	to study, to learn
temari	ተማሪ	student
temaribet	ተማሪ፣ ቤት	school
tëmecce - memmecet	ተመቻ - መመቻ	to be comfortable, to be convenient
temөгgebe - memmegeb	ተመገገ - መመገገ	to eat, to be fed
tëmelkketë - memmelket	ተመከገጠ - መመከገጥ	to watch, to look, to see
tëmelkac	ተመከገጥኛ	spectator, observer, onlooker
tëmellese - memmeles	ተመከሰ - መመከሰ	to come back
tëmenazzere - memmenazer	ተመነገረ - መመነገር	to exchange (money)
tëmenezazzeru - memmenezazer	ተመነገዘገዘ - መመነገዘገዘ	to exchange money repeatedly
tëmenezzere - memmenzer	ተመነገረ - መመነገር	to be changed (money)
tëmeññe - memmeñet	ተመኘኘ - መመኘኘ	to wish
temerra - memmerat	ተመራ - መመራ	to be guided, to be led
tëmerreKe - memmereK	ተመረቀ - መመረቅ	to be blessed, to commence, to dedicate
tëmerreTe - memmereT	ተመረጠ - መመረጥ	to be elected, selected, chosen
temesasay	ተመሳሳይ	similar
temesassele - memmesasel	ተመሳሰለ - መመሳሰለ	to be similar, to resemble
temesөggene - memmesgen	ተመሰገነ - መመሰገን	to be praised, to be thanked
temeserrete - memmesret	ተመሠረተ - መመሠረት	to be established
tëmeššë - memmešet	ተመገኘ - መመገኘ	to be spent (of an evening)

AMHARIC

tenaffese - mennafes	ተናፈሱ - መተንፈሱ	to take air, to walk
tenaggere - mennager	ተናገረ - መናገር	to speak
tenazzəze - mennazəz	ተናዘዘ - መናዘዝ	to make the last will
tenCaCCa - menCaCat	ተንጫጫ - መንጫጫት	to twitter
teneffese - metenfes	ተነፈሱ - መተንፈሱ	to breathe, to leak
teneggəgere - mennəgəger	ተነጋገረ - መነጋገር	to talk, to converse
teneggere - mennəger	ተናገረ - መናገር	to be said
tenessa - mēnnesat	ተነሳ - መነሳት	to get up, to start, to set off
tenettene - metentən	ተነተነ - መተንተን	to analize, to itemize
tenəTTele - mēnneTel	ተነጠከ - መነጠክ	to be split
tenezza - mēnnezat	ተነዘ - መነዘት	to spread
tenkol	ተንጥክ	slyness
tənkoleñña	ተንጥክኛ	cunning, sly
tenKeTeKKəTe - mənKeTKəT	ተንቀጠቀጠ - መንቀጥቀጥ	to tremble
tənsəttete - mənšatet	ተንሻተተ - መንሻተት	to slide
tənsəraššere - mənšeraššer	ተንሻረሻረ - መንሻርሻር	to walk, to stroll
tənTeleTTele - mənTelTel	ተንጠከጠከ - መንጠከጠከ	to hang, to be suspended
teñña - metəññaat	ተኛ - መተኛት	to sleep, to lie down
tera	ተሌ	turn; ordinary, common
beteraw	በተሌው	on his turn
terabe - merrab	ተሌብ - መሌብ	to starve
terammede - merramed	ተሌመዳ - መሌመዳ	to progress, to advance, to walk
terara	ተሌሌ	mountain
teraramma	ተሌሌጭ	mountaineous
teredadda - merrədadat	ተሌዳዳ - መሌዳዳት	to help each other; to cooperate
terədda - merrədət	ተሌዳ - መሌዳት	to be helped, to find out, to learn, to be informed, to understand, to recognize
terəgaggeTe - merrəgaggeT	ተረጋገጠ - መረጋገጥ	to be confirmed, assured
terəggome - metergom	ተረጎመ - መተርጎም	to translate
terekkebe - merrəkəb	ተረገበ - መረገብ	to receive, to be delivered
terekkose - meterkos	ተረገሰ - መተርገስ	to extinguish

BASIC COURSE

teremmede - merremed	ተሬመዳ - መሬመዳ	to walk, to pass
teressa - merresat	ተሬሳ - መሬሳት	to be forgotten
teretta - merretat	ተሬታ - መሬታት	to lose (a case)
tergwami	ተርጊሚ	translator
terrefe - metref	ተሬሬ - መቶሬፍ	to remain, to survive, to be saved
tesakka - messakat	ተሳካ - መሳካት	to come out well
tesasate - messasat	ተሳሳተ - መሳሳት	to err, to be wrong
tesibo	ተሰቦ	typhus
tesebbari	ተሰገሪ	breakable, fragile
tesebbere - messeber	ተሰበረ - መሰበር	to be broken
teseffa - messefat	ተሰፋ - መሰፋት	to be sewn
tesemma - messemat	ተሰማ - መሰማት	to feel, to be heard
tesenabbete - messenabet	ተሰናበተ - መሰናበት	to say goodbye
tesenadda - messenadat	ተሰናዳ - መሰናዳት	to be prepared, ready
tesenebabbete - messenebabet	ተሰነገበተ - መሰነገበት	to say goodbye to each other
teserra - messerat	ተሠራ - መሠራት	to be made, to be built
tesetaTte - messeTatet	ተሰጣጠ - መሰጣጠት	to give each other
tesetTe - messeTeT	ተሰጠ - መሰጠት	to be given
tesfa	ተሰፋ	hope
tesfa madreḡ	ተሰፋ፡ ማድረግ	to hope
tesfa meKuret	ተሰፋ፡ መቁረጽ	to dispair, to be discouraged
tesfa meStet	ተሰፋ፡ መስጠት	to promise
tesfaffa - mesfafat	ተሰፋፋ - መሰፋፋት	to expand
tesmami	ተሰማሚ	agreeable, comfortable
tesmamma - mesmammat	ተሰማማ - መሰማማት	to match, to agree, to get along
teSafe - meSSaf	ተዳሬ - መዳፍ	to be written
teSeSSet	ተዳዳተ - መዳዳት	regret
tešale - meššal	ተሻከ - መሻከ	to improve (trans.)
tešāšale - meššāšal	ተሻሻከ - መሻሻከ	to improve, to be improved
tešəkkami	ተሻገሚ	porter

AMHARIC

tešekkeme - meššekem	ተሸክመ - መሸክም	to carry
tešelleme - meššelem	ተሸከመ - መሸከም	to be awarded
tešeTe - meššeT	ተሸጠ - መሸጥ	to be sold
tešome - meššom	ተሸመ - መሸም	to be appointed
tetereggome - mettergom	ተረጎመ - መተረጎም	to be translated
teTalla - meTTalat	ተጣካ - መጣካት	to quarrel, to fight
teTarra - meTTarat	ተጣራ - መጣራት	to be refined, distilled, sifted, processed, checked, investigated
teTebabaKi	ተጠገገቂ	waiting, expecting
teTebabaKi ministr	ተጠገገቂ፡ ሚኒስትር	acting minister
teTebabbeKe - meTTebabeK	ተጠገበቀ - መጠገበቅ	to expect
teTegga - meTTegat	ተጠጋ - መጠጋት	to be close to
teTeKKeme - meTTeKem	ተጠቀመ - መጠቀም	to benefit (intr.)
teTeKKese - meTTeKes	ተጠቀሰ - መጠቀሰ	to be mentioned
teTeneKKeKe - meTTenKeK	ተጠኝቀቀ - መጠንቀቅ	to be careful
teTereTTere - meTTerTer	ተጠረጠረ - መጠረጠሮ	to be suspected, to be doubted
teTerra - meTTerat	ተጠራ - መጠራት	to be called, to be invited
teTerrege - meTTereg	ተጠረገ - መጠረገ	to be cleaned, to be swept
teTeTTa - meTTeTat	ተጠጣ - መጠጣት	to be drunk (consumed)
teTeyyaKi	ተጠያቂ	responsible, accountable
teTeyyeKe - meTTeyyeK	ተጠየቀ - መጠየቅ	to be asked
tewaddede - mewwaded	ተዋደደ - መዋደድ	to like each other
tewagga - mewwagat	ተዋጋ - መዋጋት	to fight (a war)
tewaKKese - mewwaKes	ተዋቀሰ - መዋቀሰ	to reprove each other
tewale - mewwal	ተዋከ - መዋከ	to be spent (of a day)
tewase - mewwas	ተዋሰ - መዋሰ	to borrow (things)
tewawale - mewwawal	ተዋዋከ - መዋዋከ	to negotiate, to agree, to make an arrangement
tewawweKe - mettewaweK	ተዋወቀ - መተዋወቅ	to be introduced, to be acquainted
tewe - metew	ተወ - መተወ	to leave
tewedda j	ተወዳጅ	popular
tewedda jinnet	ተወዳጅነት	popularity

BASIC COURSE

teweddede - mewweded	ተወደደ - መወደድ	to be dear, expensive
tewēKaKKēse - mewwēKaKēs	ተወቀቀሰ - መወቀቀሰ	to reprove each other repeatedly
tewelēwwelē - mewwelwel	ተወከወከ - መወከወከ	to be polished
tewellaገ	ተወካጅ	native
tewellēde - mewwelēd	ተወከሉ - መወከሉ	to be born
tewerrēse - mewwērēs	ተወረሰ - መወረሰ	to be inherited, to be confiscated
tewēssēde - mewwēsēd	ተወሰደ - መወሰደ	to be taken
tewēssēne - mewwēsēn	ተወሰነ - መወሰነ	to be limited, to be determined, decided
tewlebellebe - mewlēbleb	ተውከባከባ - መውከባከባ	to flutter, to hover
tewodros	ቴዎድሮስ	Theodor
teyayyu - metteyayət	ተያየ - መተያየት	to see each other
teyazē - meyyaz	ተያዘ - መያዘ	to be held
tezegajje - mezzegajət	ተዘጋጅ - መዘጋጅ	to be ready
tezægga - mezzəgat	ተዘጋ - መዘጋ	to be closed
tezerrefe - mezzeref	ተዘረፈ - መዘረፈ	to be plundered, pillaged
tezəwawwere - mezzewawer	ተዘዋወረ - መዘዋወረ	to tour, to travel
timatim	ቴማቴም	tomato
tībit	ትዩት	pride
tīgīl	ትግል	struggle
tīgīst	ትግስት	patience
tīgṛe	ትግሬ	Tegre (province)
tīgū	ትጉ	watchful, careful, alert
tīgūh	ትጉህ	diligent
tīhut	ትሁት	polite, modest
tīhwan	ትኋን	bug
tīkēšša	ትክሻ	shoulders
tīkīkkīl	ትክክል	equal, just
tīkīkkīlēñña	ትክክለኛ	just, correct
tīkusāt	ትኩሳት	fever
tīl	ትሌ	worm
tīllīK	ትሌቅ	big

AMHARIC

tillikinnət	ትከቅነት	bigness
timihirt	ትምህርት	study, lesson, knowledge
timihirtinna sineTibeb minister	ትምህርትና፡ ሥነ፡ ጥበብ፡ ሚ.	Ministry of Education and Fine Arts
timihirtbet	ትምህርት፡ ቤት	school
tinant / tinantinna	ትናንት / ትናንትና	yesterday
ketinantinna wediya	ነትናንትና፡ ወደያ	day before yesterday
tinbaho	ትንግሆ	tobacco
tinbit	ትንቢት	prophecy
tinfaš	ትንፋሽ	breath
tinifññ	ትንኝ	mosquito
tinniš	ትንሽ	small, a little
tinsa 'e	ትንሳኤ	Easter, ressurection
tirafik	ትራፊክ	traffic
tiras / tras	ትራስ	pillow
tirf	ትርፍ	profit
tirgum	ትርጉም	translation
tiringo	ትርንጎ	citron
tirjuman	ትርጿማን	interpretor
tizaz	ትዛዝ	order
tolo	ትኮ	quick, soon
<u>T</u>		
Tabiya	ጣቢያ	station
TafaC	ጣፋጭ	sweet
TaffeTe - meTafeT	ጣፊጣ - መጣፊጥ	to be tasty, to be sweet
Talə - meTal	ጣክ - መጣክ	to drop, to lose, to throw
Taliyan	ጣካያን	Italian, Italy
Taliyaniñña	ጣካያንኛ	Italian (language)
Tame - meTam	ጣመ - መጣም	to taste
Tana	ጣና	lake Tana
Tara	ጣራ	roof
Tare - meTar	ጣረ - መጣር	to try, to attempt

BASIC COURSE

Tase - meTas	ጣሰ - መጣሰ	to violate, to crash
Tat	ጣቶ	finger
Tef	ጤፍ	millet
Tena	ጤና	health
Tenammas	ጤናማ	healthy
Teninnet	ጤንነት	health
Teza	ጤዛ	dew
Team	ጠጻም	taste
Teb	ጠብ	quarrel
Tebay	ጠገይ	character, behavior
Tebba - meTbat	ጠገ - መጥገት	to suck; to dawn
Tebbab	ጠገብ	narrow, tight
TebbaKi	ጠገቂ	guard
Tebbebe - meTbeb	ጠበበ - መጥበብ	to be narrow
TebbeKe - meTebbeK	ጠበቀ - መጠበቅ	to wait, to protect, to keep
TebbeKe - meTbeK	ጠበቀ - መጠበቅ	to be tight, to be strict
Tebbese - meTbes	ጠበሰ - መጥበሰ	to roast, to toast
TebeKa	ጠበቃ	lawyer
TeCCi	ጠጢ	drunkard
Tefer	ጠፈር	horizon, space
Teffa - meTfat	ጠፋ - መጥፋት	to be lost, to disappear
Tega malet	ጠጋ: ጣከት	to come near
Teggebe - meTgeb	ጠገበ - መጥገብ	to be full, to be sated
Tegur	ጠጉር	hair
Tejj	ጠጅ	mead
TeKami	ጠቃሚ	useful
TeKellele - meTeKlel	ጠቀከከ - መጠቀከከ	to wrap, to roll up
TeKKese - meTKem	ጠቀመ - መጥቀም	to be useful, to benefit
TeKKee - meTKes	ጠቀሰ - መጥቀስ	to mention, to quote, to beckon, to wink
TeKlalla	ጠቅካካ	main, general, total
TeKlay gizat	ጠቅካይ: ጣዛት	province

AMHARIC

TeKlay ministr	ጠቅካይ፡ ሚኒስትር	prime minister
Telat	ጠካቶ	enemy
Tella	ጠካ	Ethiopian beer
Tella - mətlat	ጠካ - መጥካቶ	to hate
TelleKe - mətleK	ጠከቀ - መጥከቅ	to be deep, to dive
Temama	ጠማማ	crooked, bent
Temene	ጠመ፤	chalk
Temenja	ጠመጓጓ	rifle
TeməTTeme - mətəTTem	ጠመጠመ - መጠምጠም	to wind up
Teməzzeze - mətəmzez	ጠመዘዘ - መጠምዘዘ	to twist, to wring
Temma - mətmat	ጠማ - መጥማቶ	to cause thirst
Tenkarra	ጠንግራ	strong
Teref	ጠረፍ	frontier
TərəPeza	ጠረጴዛ	desk, table
TereTTere - mətərTər	ጠረጠረ - መጠረጠረ	to doubt, to suspect
Termus	ጠሮሙስ	bottle
Terra - məttrat	ጠራ - መጥራቶ	to call
Terrebe - mətreb	ጠረብ - መጥረብ	to carve
Terrege - mətreg	ጠረገ - መጥረገ	to sweep, to clean
TerTafa	ጠፍጣፋ	flat
TeTTa - mətəTTat	ጠጣ - መጠጣቶ	to drink
TeyyeKe - mətəyyeK	ጠየቀ - መጠየቅ	to ask, to visit
Tim	ጢም	beard
Tis	ጢስ	smoke
TibbeKa	ጥበቃ	protection, care
TibbiK	ጥበቅ	protected
Tibeb	ጥበብ	art, craft
Tibebəñña	ጥበበኛ	skillful, wise
TibK	ጥበቅ	tight
Tibs	ጥበብ	roasted, fried
Tibs siga	ጥበብ፡ ሥጋ	steak
Tifat	ጥፋቶ	devastation, destruction, mistake

BASIC COURSE

Tiffi	ጥሬ	slap
Tifir	ጥፍር	finger nail
Tigg	ጥግ	near
Tijja	ጥጅ	calf
TiKərša	ጥቀርኻ	soot
TiKit	ጥቂት	a little, few, several
TiKim	ጥቅም	benefit
TiKımt	ጥቅምት	October
TiKša	ጥቅኻ	wink
TiKur	ጥቁር	black
Til	ጥኮ	fight
Tila	ጥካ	shadow
TilK	ጥኮቅ	deep
Tım	ጥም	thirst
TımTım	ጥም ጥም	turban
Tinat	ጥናት	study
Tincəl	ጥንቻኮ	rabbit
Tinikkare	ጥንገሬ	strength, firmness
TinıKkaKe	ጥንቀቅ	care
TınKuK	ጥንቀቅ	careful, cautious
Tint	ጥንት	ancient, old, former
Tintawi	ጥንተኖ	former, ancient
Tınu	ጥኑ	firm, tenacious
TıraTre / TraTre	ጥሬ ጥሬ	cereals
Tire	ጥሬ	grain; raw (adj.)
Tiret	ጥሬት	effort
TiriTTare	ጥርጣሬ	suspicion, doubt
Tırr	ጥር	May
Tırrı	ጥሪ	invitation
Tırs	ጥርሻ	tooth
Tıru	ጥሩ	good
TıT	ጥጥ	cotton

AMHARIC

Tiwat	ጥዋት	morning
TiyyaKe	ጥያቄ	question
Tiyyit	ጥቆት	bullet, ammunition
Tom	ጠፍቦ	lenten, fast
Tor	ጠር	spear, war
Tor serawit	ጠር: ሠራዊት	army
Torinnet	ጠርነት	war
Tub	ጡብ	brick
TuCCa	ጡር	first
Tunca	ጡንቻ	muscle
Tureta	ጡረታ	pension
yeTureta minister	የጡረታ: ሚኒስትር	Ministry of Pensions
Tut	ጡት	breast
<u>u</u>		
ú malet	ኩ: ማከት	to call for help
<u>v</u>		
vino	ቪኖ	wine
viza	ቪዛ	visa
<u>w</u>		
waga	ዋጋ	price
wale-mewal	ዋክ - መዋክ	to spend the day, to stay
wana	ዋና	swimming
wanna	ዋና	main, general, principal
wanna azzaž	ዋና: ኮዛኝ	Commander-in-Chief
wanna ketema	ዋና: ነገተማ	capital city
waññe - mewaññet	ዋን - መዋንት	to swim
was	ዋስ	guarantee
wate - mewat	ዋጠ - መዋጥ	to swallow
waw malet	ዋው: ማከት	to bark
weba	ወገ	malaria

BASIC COURSE

weci	ወጪ	expenses, export
weda j	ወዳጅ	friend
wedajinnet	ወዳጅነት	friendship
weddede - mewded	ወደደ - መውደድ	to like, to love
weddeke - mewdeK	ወደቀ - መውደቅ	to fall
wede	ወደ	to, toward
wedeb	ወደብ	port, harbour
wediya	ወደያ	beyond
ketinantinna wediya	ነጥናንጥና ወደያ	day before yesterday
kenege wediya	ነጥገ ወደያ	day after tomorrow
wediyaw	ወደያው	immediately
wef	ወፍ	bird
wefram	ወፍሬም	thick, fat
wegeb	ወገብ	waist
wegebge	ወገብጌ	waist line
wegga - mewgat	ወጋ - መውጋት	to prick
wehnibet	ወህኒ፡ ቤት	prison
wekkil	ወገኑክ	agent
wekKese - mewKes	ወቀሰ - መውቀስ	to reprove
wekKeTe - mewKeT	ወቀጠ - መውቀጥ	to pound
wela j	ወካጅ	parent
welēl	ወከሌ	floor
welled	ወከድ	interest
wellegga	ወከጋ	Wallaga (province)
wello	ወኮ	Wallo (province)
wenber / wember	ወንበር / ወምበር	chair
wend	ወንድ	male
wendim	ወንድም	brother
wenjel	ወንጅክ	crime
wenz	ወንዝ	river
wer	ወር	month
weraš	ወሌሽ	hair

AMHARIC

werat	ወራት	season, months
were	ወሬ	news
werəda	ወረዳ	district
wereKet	ወረቀት	paper
yeyilef wereKet	የይዘፍ = ወረቀት	passport
werəwwere - mewerwer	ወረወረ - መወርወር	to throw
werK	ወርቅ	gold
werrede - mewred	ወረዳ - መውረድ	to come down, to descend
werrese - mewres	ወረሰ - መውረሰ	to inherit
wesen	ወሰን	border, frontier
wessedə - mewsed	ወሰድ - መውሰድ	to take
wessene - mewessen	ወሰነ - መወሰነ	to determine, to decide, to delimitate
wetet	ወተት	milk
wettadder	ወተደር	soldier
weT	ወጥ	spiced stew
weTa malet	ወጣ፡ ማኮት	to be out (for a short time)
weTbet	ወጥ፡ ቤት	kitchen
weTmed	ወጥመድ	trap
weTTa - mewTat	ወጣ - መውጣት	to climb, to go out, to come up to, to cost
weTTat	ወጣት	young, youth
yeweTTat wendoc kirstiyanawi mahiber	ወ. ወ. ክ. ማ.	Y.M.C.A.
weTTere - mewETTer	ወጠረ - መወጠር	to stretch
weyim	ወይም	or
weyiss	ወይሰ	or
weyn	ወይን	grape, wine
weynadega	ወይናዳ	midland
weyzazirt	ወይሃዝርት	ladies
weyzerit	ወይዘሪት	Miss
weyzero	ወይዘሮ	Mrs.
wib	ውብ	pretty, attractive
wiCC	ውጭ	out, outside, external

BASIC COURSE

yewiCC gudday minister	የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር	Ministry of Foreign Affairs
widd	ውድ	dear, expensive
wiha	ውሃ	water
Wil	ውስ	agreement
wileta	ውክታ	favor
wissane	ውሳኔ	decision
wisT	ውስፍ	in, inside
wiſſa	ውሻ	dog
Y		
ya	ያ	that
yacci	ያቺ	that (f)
yacciññawa	ያቺኛዋ	that one (f)
yegill	የግህ	private
yaggot lij	የጉጉ ክፍ	cousin
yahil	ያህክ	about, approximately
min yahil	ግዕጥ፡ ያህክ	how much
yalandacc	ያካንዳቸ	no one, nobody, nothing
yale	ያክ	without
yan	ያን	that one (m)
yan gize	ያን ጊዜ	at that time
yanne	ያኔ	then
yaññaw	ያኛው	that one (m)
yayyer hayl	የየር፡ ኃይል	air force
yazə - meyaz	ያዘ - መያዝ	to take, to catch, to hold, to contain
yebeg siga	የበግ፡ ሰጋ	mutton
yedur arawit	የዱር፡ ክሬዊት	wild animal
yegir manged	የግር፡ መንገድ	path
yegir ſurab	የግር፡ ሹራብ	stocking
yehonewhono	የሆነው፡ ሆኖ	anyhow
yekatit	የግቲት	June
yekiremt werat	የክረምት-ውራት	winter, rainy season

yelidat Ken	የህደት፡ ቀን	birthday
yelıjlıj	የህጅ፡ ህጅ	grandchild
yelleṃ	የህፃፅ	no
yemerkeb hayl	የመርከብ፡ ኃይል	Navy
yemmihonu	የሚሆኑ	approximately
yemmiməTaw amət	የሚመጣው፡ ዓመት	next year
yet	የት	where
yetebabberut mengıstat	የተገበሩት፡ መንግሥታት	U.N.
yetu	የቶ	which
yetenessa (k(ə)-...)	የተነሳ (ክ...)	because of the fact that...
yetiññaw	የትኛው	which one
yeTırs burıš	የጥርስ፡ ጦርሽ	tooth brush
yewwah	የዋህ	simple, foolish
yezare sammınt	የዛሬ፡ ጎምንት	next week
yezıhon Tırs	የዝሆን፡ ጥርስ	ivory
yıccıññwa	የትኛዋ	this one (f)
yıh	ይህ	this
yıhew	ይኸው	here it is
yıhic(ci)	ይህኛ (ፑ)	this (f)
yıhımma †	ይህጣ	as for this
yıhıññaw	ይህኛው	this one
yıhun	ይሁን	o.k., so be it
yıKır malet	ይቅር፡ ጣኦት	to forgive
yıKırta	ይቅርታ	pardon, excuse
yıKırta madreg	ይቅርታ፡ ጣድረግ	to forgive
yıKnawo	ይቅናዎ	good luck!
yılık	ይከቆ	more
yuniversiti	የኒቨርሲቲ	University
<u>z</u>		
zaf	ዛፍ	tree
zage - məzag	ዛግ - መዛግ	to rust

BASIC COURSE

zare	ዛሬ	today
yezare sammint	የዛሬ ግድግዳ	next week
zega	ዜጋ	citizen, subject
zəginnət	ዜግነት	nationality
zema	ዜማ	hymn
zəna	ዜና	news
zəbēñña	ዘበኛ	guard
zəde	ዘዶ	method, system
zefen	ዘፊን	song
zəffənə - məzfən	ዘፊን - መዘፊን	to sing
zəgeyye - məzəgyət	ዘገዖ - መዘገዖት	to be late
zəgga - məzgat	ዘጋ - መዘጋት	to close
zellelə - məzləl	ዘከከ - መዘከከ	to jump, to leap
zəməca	ዘመቻ	military campaign
zəməd	ዘመድ	relative
zəmən	ዘመን	year
zəmənawī	ዘመናዊ	modern
zənd	ዘንድ	to, in order to
zəndiro	ዘንድሮ	this year
zəng	ዘንግ	stick, club
zənegga - məzəngat	ዘንጋ - መዘንጋት	to forget
zənnəbē - məznəb	ዘንበ - መዘንበ	to rain
zər	ዘር	race, seed, origin, breed
zəregga - məzərgat	ዘረጋ - መዘረጋት	to extend, to spread
zərezzərə - məzərzər	ዘረዘረ - መዘረዘረ	to describe in detail
zərra - nəzrat	ዘረ - መዘረ	to sow
zərrəfə - məzrəf	ዘረፈ - መዘረፈ	to plunder
zəTəna	ዘጠና	ninety
zəTəñ	ዘጠኝ	nine
zeyt	ዘይት	oil
zigg bilo	ዘገፍ ጠኑ	late
zīgijjīt	ዘገጅት	preparation, arranging
zīgijju	ዘገጹ	ready

AMHARIC

zihon	ዝሆን	elephant
zikk malet	ዝቅ፡ ዐባከት	to be low
zikkita	ዝቅታ	lowness
zikkiteñña	ዝቅተኛ	low
zimm malet	ዝገዐ፡ ዐባከት	to be silent
zimmata	ዝገዐታ	silence
zimmiteñña	ዝገዐተኛ	quiet
zinab / zinam	ዝጎጠ / ዝጎገዐ	rain
zinb	ዝንጠ	fly
zinjero	ዝንጅር	monkey
zirzir	ዝርዝር	list
bezirzir	በዝርዝር	in detail
zore - mezor	ዝራ - ዐዘር	to turn, to travel
zuriya	ዝሪያ	around
zwazware - mezwazwar	ዝዋዘዋሪ - ዐዘዋዘር	to circulate
ž		
žerba / jerba	ዝርገ / ጅርገ	back
žib / jib	ዝገ / ጅገ	hyena